

F O R E I G N S E R V I C E I N S T I T U T E

AMHARIC

BASIC COURSE

Units 51 - 60

Reader
Glossary



D E P A R T M E N T O F S T A T E

A M H A R I C

BASIC COURSE

Units 51 - 60

Reader

Glossary



SERGE OBOLENSKY

DEBEBOW ZELELIE

MULUGETA ANDUALEM

FOREIGN SERVICE INSTITUTE

WASHINGTON, D.C.

D E P A R T M E N T O F S T A T E

FOREIGN SERVICE INSTITUTE
BASIC COURSE SERIES

LLOYD B. SWIFT
Acting Editor

FOREWARD

The Tape Recordings to accompany this and the previous volume (Units 1-50) were recorded in the Language Laboratory of the Foreign Service Institute under the direction of Gabriel Cordova.

Grateful acknowledgement is made to James Bostain, of the FSI staff, who assisted with the checking of the English portions of the entire text.


Serge Obolensky

BASIC COURSE

TABLE OF CONTENTS

Foreward	ii
Unit 51	
Basic Sentences	503
Drills	504
Narrative	506
Unit 52	
Basic Sentences	508
Note 52.1 Verb /memulat/ used impersonally	510
Drills	510
Narrative	512
Unit 53	
Basic Sentences	514
Note 53.1 /b(e)-/ combined with postposition /reged/..	515
53.2 Replacement of /s/ by /š/ in the causative	
prefix /as-/	515
Drills	516
Narrative	518
Unit 54	
Basic Sentences	519
Note 54.1 Postposition /sir/	520
Drills	521
Narrative	522
Unit 55	
Basic Sentences	524
Structure Sentences (Postpositions)	525
Note 55.1 Postpositions	529
Drills	530
Narrative	532
Unit 56	
Basic Sentences	534
Note 56.1 Irregular Plural	535
Drills	537
Narrative	538

AMHARIC

Unit 57	
Basic Sentences	539
Drills	540
Narrative	542
Unit 58	
Basic Sentences	544
Drills	545
Narrative	546
Unit 59	
Basic Sentences	548
Drills	551
Narrative	552
Unit 60	
Basic Sentences - Part I	554
Part II	555
Note 60.1 /b(ə)-/ prefixed to Perfective and Time Counters	557
60.2 Verb Classification	559
Drills	572
Narrative	574
Introduction to the Amharic Writing System	576
The Reader	
Unit 1	584
Unit 2	585
Unit 3	587
Unit 4	591
Unit 5	595
Unit 6	603
Unit 7	609
Unit 8	615
Unit 9	625
Unit 10	632
Unit 11	640
Unit 12	646

BASIC COURSE

Unit 13	656
Unit 14	665
Unit 15	683
Unit 16	689
Unit 17	697
Unit 18	710
Unit 19	717
Unit 20	724
Unit 21	730
Unit 22	736
Unit 23	743
Unit 24	748
Unit 25	756
Unit 26	760
Unit 27	769
Unit 28	773
Unit 29	778
Unit 30	785
Unit 31	792
Unit 32	798
Unit 33	805
Unit 34	810
Unit 35	817
Unit 36	822
Unit 37	831
Unit 38	837
Unit 39	842
Unit 40	848
Unit 41	853
Unit 42	859
Unit 43	865

AMHARIC

Unit 44	870
Unit 45	875
Unit 46	881
Unit 47	887
Unit 48	892
Unit 49	899
Unit 50	905
Unit 51	911
Unit 52	916
Unit 53	922
Unit 54	928
Unit 55	933
Unit 56	939
Unit 57	944
Unit 58	949
Unit 59	954
Unit 60	961
Glossary	971

Unit 51

Basic Sentences

(Education)

(sile timihirt)

yohannis

Is there much difference between the Ethiopian and American [system of] education?

beityoPiya bamerika timihirt mekakkal bizu liyyunnet alle †

kebbede

Generally speaking ('when considered in general') the Ethiopian [system of] education resembles the American [system] in many respects ('things'). In some respects, however, it is different.

beTeKlallaw sittasseb, yeityoPiya timihirtinna yamerika timihirt bebizu neger yimmesasselal. honom bandand neger yileyayyal.

college

kolej

For example the education given at college level is very similar to that [given] in America.

lemissale bekolej dereja yemmisettew timihirt kamerika timihirt gar beTam yimmesasselal.

But the education given at elementary and secondary level is not similar to the American education.

bandeffna derejanna behuletteffna dereja yemmisettew timihirt gin, kamerika timihirt gar ayimmesasselim.

yohannis

How many grades are there in the elementary schools?

andeffna dereja timihirtbetoc sint kiflocc alluwaccew.

kebbede

There are eight grades ('the elementary schools are divided into eight grades').

andeffna dereja timihirtbetoc besimmint kifloc yikkeffellallu.

Since the course of each grade is designed for one year, eight years are required to complete the elementary education.

beyyandandu kifil yand amet timihirt silemmisette, andeffna dereja timihirtbetin lemeGerres simmint amet yasfelligal.

yohannis

the way of dividing
And what are the divisions of the
secondary schools?

akkefafaŋel
huletteŋña dereja timihirtbetocciŋ
akkefafaŋelaccew indét new †

kebbede

The secondary schools are divided
into four grades, and a four
year course is given in all
schools of this kind.

huletteŋña dereja timihirtbetoc
barat kifloc yikkeffelaŋu.
indezziŋ ballut timihirtbetoc
hullu yaratt amet timihirt
yisseTTal.

As University and college education
resembles the American system
of education in many respects,
I can't tell you anything new on
that subject ('there is nothing
new for you').

bekolejina beyuniversiti wiŋT
yemmiŋseTTew timihirt kamerika
timihirt gar bebizu neger
silemmimesassel lerswo addis
neger aydelleŋ.

Useful Words

medical, medicine

yehikkimanna timihirt immarallehu.

private, personal

yegill sira alleŋ.

religious, ecclesiastical,
spiritual

menfesawi timihirt Tiru new.

mission

misiyon

scholarship

iskolaršip

there is plenty

bewašington wiŋT mekina moltowal.

average, medium

yohannis meTeneŋña sew new.

Questions and Answers

wedezziŋ ager yemeTTah leminđin new.

letimihirt new.

yandēŋña dereja timihirt lememmarnew
weyiŋŋ yehuletteŋña dereja.

yelleŋ, yekolej timihirt lememmar
new.

yandēŋñanna yehuletteŋña dereja
timihirthin yét temark.

agere wiŋT temirre Cerresku.

yamerika timihirtinna yeityoPiya
timihirt yimmesasselal †

áwon, yeteKerarrebé new.

lémín yekolej tímihirthin agerih wíst alKéTTelhim.	iskolaršip silageffihēhu meTTahu inji, izziyaw lıKoyyınna lıKéTTıl icil nebber.
lēmehonu beTam bızu kolejocc alluwaccihu †	yellēm, beTam bızu aydellum.
ahun izzih ager yét tímihirtbet indemmithedınna, mín aynet tímihirt indemmittımmar tawKallēh †	yellēm, alawKım.
tímihirthin keCerrēsk behwala beKéTTıta wedagerih tımmēllesalleh †	yellēm, leTıKit gize awropan megobñet immeññallehu.
ketemellēsk behwala mastemar tıfēllıgalleh †	áwon, yemastemar sıra beTam dess yileññal.
ıkolej wíst yemmiyastemıru bızu ityoPıyawiyan astemariwocc allu †	beTam bızu aydellum. honom menorun allu.
ityoPıya wíst yallēw yehıkkımınna kolej yét ketema new.	begonder ketema wíst new.
addis abeba ketema wíst bızu kolejocc allu †	yellēm, Tıkit naccēw.
ante yetemarkıbbet tímihirtbet beši yemmiKKoTTeru temariwocc allut †	áwo, bızu ši temariwocc allut.
yetímihirtbetu direkter ityoPıyawi nebber.†	áwo, ityoPıyawi nebber.
beityoPıya tímihirtbetoc wíst wendınna set temariwocc abrew yımmarallu †	áwo, abrew yımmarallu.
tímihirtbetoc bemulu yemengıst naccēw †	yellēm, andand yegıll tímihirtbetoc allu.
yebete kristiyan tímihirtbetoc kemenfesawi tímihirt lela mín yastemırallu.	lela bızu aynet tímihirt yastemırallu.
beityoPıya wíst temariwoc letímihirtaccēw genzēb yıkeflallu †	áwo, Tıkit genzēb yıkeflallu.
ityoPıya wíst bızu yegıll tímihirtbetoc allu †	beTam bızu aydellum. yallutım tímihirtbetoc yemmiggeññut ıtlıllıK ketemawoc wíst new.

beityoPiya wísT beyyametu temaribetoc bémín wer yíjǰemmerallu.	indezzih ager bemeskerem wer wísT new.
ityoPiya wísT bizu yemisiyon temaribetoc allu †	áwo, moltewal.
bizu yerša timihirtbetoc allu †	áwo, bizu naccew.
yastemari demoz beTam Tiru new †	yellem, beTam Tiru aydellew.
yeKedamawi hayle sillase yuniversiti yegill new, weyiss yemengist.	yemengist yuniversiti new.
yemmiggeffewiss yét ketema new.	addis abeba wísT new.
bizu temariwoc yiggeffubbetal †	meTeneffia naccew.

dirset

course

kurs

alserrahum bilo kade.

to deny

mekad

to be denied

mekkad

beityoPiya wísT liyyu liyyu timihirtbetoc beyyebetaw tekeftew, bebizu ši yemmiKKoTTeru yeityoPiya weTTatoc yimmarubbaccawal. innezzihim timihirtbetoc besost wanna kifloc yikkeffellallu. yemejemberiyaw kifil andeffia dereja timihirtbetoc yibbalallu. bennezzih timihirtbetoc wísT yesimmint amet kors yisseTTal. behuletteffia dereja timihirtbetoc gin yaratt amet timihirt yisseTTal.

mannaccawim aynet keffiteffia timihirt yemmisetteTew bekolejinna beyuniversity wísT silahone, lekeffiteffia timihirt yetezegajjut temariwoc hullu wede university yihedallu. bekolej wísT yemmisetteTew timihirt laratt amet new. bezzih gize wísT temariwoccu liyyu liyyu timihirt yimmarallu. yekolej timihirtaccawin siyakkenawwinu gimmašoccu sira yiyizallu. gimmašoccu gin lekeffiteffia timihirt wede university yihedallu. baddis abeba ketema wísT yetekeffetew addisu university iyyetesfaffa sihed yetemariwoccu KuTir iyyebezza indemmihed yemmayikkad new.

TiyyaKewoc

beityoPiya wıst s'ınt temariwoc yiggeññallu.
beityoPiya wıst bızu tımihirtbetoc allu †
yeityoPiya tımihirtbetoc bes'ınt kifiloc yikkeffellallu.
yemejemmeriyaw kifil m'ın yıbbalal.
bandeñña dereja tımihirtbetoc wıst, yes'ınt amet kors yısseTTal.
keffiteñña tımihirt yét yiggeññal.
bekolej wıst m'ın aynet tımihirt yısseTTal.
yuniversiti wıst lemębat m'ın madreg yasfelligal.
yuniversiti wıst lemębat habtam mehon yasfelligal †
bamerika wıst s'ınt yuniversitiwoc yiggeññallu.

Unit 52

Basic Sentences

(Education - Cont.)

yohannis

What kind of courses are offered in the elementary and secondary schools?

bandeñña behuletteñña dereja timihirtbetoc wist min aynet timihirt yisseTTal.

kəbbede

Generally speaking the same courses that are offered in your country (are offered here),

beTeKlallaw bersiwo ager yemmisetteTew timihirt izzihim yisseTTal.

geography

jografi

fine arts

sine Tibe

art, craft

Tibe

for example, geography, mathematics, history, fine arts, languages and religion (are offered in the elementary and secondary schools).

lemissale jografi, KuTir, tarik, sine Tibe, KwanKwanna haymanot bandeñña behuletteñña dereja timihirtbetoc wist yisseTTallu.

philosophy

filsifinna

political science

poletik

administration

astedader

science

sayins

And the colleges offer courses such as philosophy, economics, law, political science, administration, engineering, sciences, and medicine.

bekolej degmo inde filsifinna, higg, poletik, astedader, mehandisinnet, sayinsinna hikiminn yemesasselut timihirtoc yisseTTallu.

yohannis

Do the students study these courses in English?

temariwoccu innezzihin timihirtoc yemnimmarut benglizifina new ↑

kəbbede

They use both Amharic and English in the elementary and secondary schools.

bandeñña behuletteñña dereja timihirtbetoc wist amarinñaninna inglizifinan yitteKKemubbaccawal.

But in the colleges they use English and French.

bekolej wiſT gin ingliziññaninna ferensayiññan yiTTeKKemubbaccəwal.

yohannis

Does the government pay the educational expenses, or do the students themselves?

temariwoccun mengist iyyekəffele new yemmiyastemiraccəw, weyiss rasaccəw iyyekəffelú new.

kəbbədə

expenses

wəCi

The government used to pay all the educational expenses from the elementary to college level.

Kədmo kandəñña dereja timihirtbet iskekolej dıres mengist mannaccəwinım wəCi iyyekəffele temariwoccun yastemir nəbber.

But now the government pays half of the expenses and the other half is paid by the students ('it has been made that the students should pay one half and the Government the other half').

ahun gin gimmaşun mengist, gimmaşun temariwoccu indikeflu tədərgowal.

yohannis

to assist, to help

maggez

Since education is getting more and more expensive, it would be very difficult for the students to pay for their education without the government's assistance.

timihirt beTam iyyeteweddədə bəməhedu, temariwoccun mengist kalaggezaccəw besteKer bərasaccəw iyyekəffelu ləməmmar beTam yasceggiraccəwal.

kəbbədə

to be suspected, to be doubted

məTTerTer

there is no doubt about it

yemmayiTTereTTer new.

There is no doubt about this, and that is why the government grants scholarships to some students.

yih yemmayiTTereTTér new. siləzzih mengist landand temariwoc iskolarşip yişəTal.

Grammatical Notes

Note 52.1 Verb: The verb /memulat/ 'to fill' used impersonally, as in /moltowal/ 'there is plenty', /moltoññal/ 'I have plenty', etc.

bewašington wišT mekina moltowal. There are a lot of cars in
Washington.

áwo, moltewal. Yes, there are plenty.

The present perfect of the verb /memulat/ 'to fill' may be used impersonally in expressions (/moltowal/ and /moltewal/) equivalent to the English 'there is plenty,' 'there are plenty' as illustrated by the above examples. The same form used with verb suffix pronouns means 'I have plenty,' 'you have plenty,' etc.

Examples:

sewiyew lijoc moltotal. The man has plenty of children.
kebtoc moltoññal. I have a large herd of cattle.

The paradigm of this form is:

moltoññal	'I have plenty'
moltahal	'you (m) have plenty'
moltošal	'you (I) have plenty'
moltotal	'he has plenty'
moltwatal	'she has plenty'
moltonal	'we have plenty'
moltowaccihawal	'you (pl.) have plenty'
moltowaccewal	'they have plenty'

Questions and Answers

izzih hakimbet wišT silehikkiminna yemmiyawKu sewocc allu †	áwo, moltewal.
balebetih yegill habt allat †	indetá, beteleyy amerika wišT moltwatal.
menfesawi timihirt lememma yemmfelligu sewocc allu †	áwo, moltewal.

imisiyon timihirtbet mastemar yemmifelligu astemariwoc izzih ketema wisT yiggeññallu †	áwon, moltewal.
yetimihirt minister bizu iskolaršip allew †	áwo, moltotal.
ibunnabetu wisT bizu sew alle †	áwo, moltowal.
yejografinna yetarik timihirt yetemaru ityoPiyawiyann allu †	áwo, moltewal.
isine Tibeb timihirtbet wisT poletikinna filsifinna yemmimmaru temariwoc moltewal †	yellem, innezzihin timihirtoc izzih timihirtbet wisT ayastemirum.
keityoPiya yeməTTu sewoc tawKalleh †	áwo, wašington wisT moltewal.
bemmimeTaw sammint bizu weCi tadergalleh †	weCi yemmadergibbet bizu mikniyat moltoññal.
bethin sittisera yemmiyaggizuh gwadeññoc alluh †	áwo, moltoññal.
bezzih ketema wisT kemminorut sewoc mekakkəl bepolis yemmiTTereTTeru allu †	áwo, moltewal.
zare keseat behwala min tadergalleh.	KeTero moltoññal.
innante mender Kebero moltowal †	Tint nebber injí, ahun andim ayiggeññim.
yemmiššeT fiyyel alleh †	áwo, moltoññal. •
abbatih bizu kebt allacəw †	áwo, moltowacəwal.
ityoPiya wisT bizu aynet kebt alle †	áwo, moltowal.
beketemaw aTegeb yemmittadden awre alle †	áwo, lesiga yemmihonu awrewoc moltewal.
innante TeKlay gizatoc wisT tilillik terarawoc yiggeññallu †	áwo, moltewal.
sinimabet maKwaKwam yemmifelligu sewoc tawKalleh †	sinimabet lemaKwaKwam yemmifelligu sewoc moltewal.
astemari mehon yemmifelligu sewoc allu †	áwo, bizu gulmasoc moltewal.
bezzih wer wisT wedaddis abeba yemmihedu sewoc allu †	áwo, inña mesriyabet wisT moltewal.
kelijocch mekakkəl hikkiminna memmar yemmifellig man new.	tilliku lijé new.

yetifñāw yemisiyon hospital
hakimocc allut.

poletik yemimmamaru bizu
ityoPiyaWiyan allu †

ityoPiyan hedaw yayyu bizu
amerikawiyan allu †

addisu yemisiyon hospital hakimoc
moltotal.

áwo, moltəwal.

áwo, bëyyəkətemaw moltəwal.

dirset

program
priority

to recognize, to understand,
to realize

one third

The ministry of Education
and Fine Arts.

to hire, to give an appointment
borough
in regard to

astonishing, remarkable

to surprise, to thrill,
to astonish

progress
step

to surpass, to excell
growth
wealth

program
yih sira Kəddəmtinnetin agiñtəwal.
timihirt asfəllagi mehonun
tegenezzəbe.
məggenzəb

siso habten sətTəhut.
yetimihirtinna sine Tibeb minister.

ato kebbədə aşker KəTTərə.
məKTər
betinnis̄ Kəbele wisT inorallehu.
məsriyabetu besira reged
yetawwəKé new.
yetəmariw nigiggir asdennaKi
nəbber.
masdənnək

yeityoPiya irmijja asdennaKi new.
hulett irmijja indehede, təmellese.
bizu təmariwoc kabbatoccaccəw
likəwal.
məlaK
yeityoPiya idget keff yalə new.
yeityoPiya bilSiginna berša new.

keityoPiya mēngist yəsira programoc hullu Kəddəmtinnetin yeyazə, timihirt new. lager məššašal asfəllagi kəhonut nəgeroc andú, timihirt mehonun bəmeggenzəb yeityoPiya mēngist siso bajetun yemmiyaTəfaw betimihirt láy new.

kasra zeTeñ meto arba amete mihret jemmiro, yetimihirtinna sine Tibebe minister beityoPiya bemella timihirtbetoc beyyebetemaw bemesrat, yetimihirt messariya bemezzatinna astemariwoc bemeKTer bizu Tiret adrigowal. Kedmo andeffña dereja timihirtbetoc bicca betilillik ketemawoc bicca yiggeññu nebber. ahun gin betininniš ketemawoc, benderocinna beKebelewoc bebizu tesfaftew yiggeññallu.

bekeffiteñña timihirt reged yeityoPiya mengist asdennaKi irmijja adrigowal. Kedmo yenebberut kolejoc kemesfafataccewim belay bizu adaddis kolejoc beyyebotaw tekeftewal. keliiyyu liyyu kolejoc timihirtaccewin Cerrisew yeweTTu temariwoc beKuTir iyyebezze hedewal. kezzihim belay betimihirtaccew beTam liKew lemmiggeññut temariwoc iskolaršip iyyetesette lekeffiteñña timihirt wede wiCC ager bebizat yihedallu. yeityoPiya idgetinna bilSiginna yetemeseretew betamarut lijjocwa lay silohone, timihirt wedefit beTam iyyetesfaffa indemihed bizu tesfa yidderregal.

TiyyaKewoc

timihirt lemín yiTeKmal.

yeityoPiya siso bajet bemín lay yiTefal.

bizu timihirtbetoc beityoPiya wist yiggeññallu †

timihirtbetoccu yét yiggeññallu.

bekeffiteñña timihirt reged yetefeSsemewin neger asreda.

temariwoc timihirtaccewin siCerrisu mín yadergallu.

temariwoc lemín wede wiCC ager yihedallu.

timihirt wedefit beityoPiya wist lemín iyyetesfaffa yihedal.

iskolaršip yemmisetteccew temariwoc bizu naccw †

iskolaršip lemagneť mín madreğ yafelligal.

Unit 53

Basic Sentences

yohannis

system

For a long time I've been anxious
to learn ('I had wanted to know')
about the system of the Ethiopian
Government.

Would you like to tell me [something
about it]?

aKwam

sile ityoPiya mengist aKwam
kebizu gize jemmiro lemawek
ifellig nebber.

fıKadıwo bihon linegruñ
yiweddallu †

kebbede

old, former, ancient

As Ethiopia has been ruled by kings
since ancient times, her system
of government is based upon
monarchy.

diro/duro

kediro jemmiro ityoPiya
yemmittiggəzzaw benigus
silehone, yemengistwa sine
sirat yetemeserretew benigus
lay new.

yohannis

to be called

Why are Ethiopian kings called
'Kings of kings'?

meTTerat

lemın yeityoPiya nigusoc niguse
negest teblew yıTTerrallu.

kebbede

to be administered

In the old times Ethiopia was
divided into many parts.

mettedader

beKedmo gize ityoPiya bebizu
kifloc tekefafla nebber.

Each part was administered by
a king.

iyandandu kifl benigus
yittedadder nebber.

emperor

aSe

Theodor

tewodros

Menelik

minilik

to unify

and madreğ

weak

dekkama

to conquer, to win,

maššənnəf

When powerful emperors like Theodor and Menelik rose to power and strove to unite Ethiopia, they conquered weaker kings and ruled over the country as kings of kings.	hayleñña nigusoc indaSe tewodrosinna indaSe minilik yallu tenestew, ityoPiyan and ləmadreg bəTarubbət gize, dəkkama nigusoccin aššennifew niguse nəgest tebiləw geztəwal.
--	--

Grammatical Notes

Note 53.1 The use of the preposition /b(ə)-/ in combination with the post-position /regəd/ 'in regard to', 'by', 'as far as...concerned.'

məsriyabetu besira regəd yetawwəKé new.	'The office is known by [the efficiency of it's] work.'
bəkəffiteñña timihirt regəd yeityoPiya mengist asdennaKi irmijja adrigowal.	'In regard to higher education the Ethiopian Government has made remarkable progress.'
Other examples:	
bəməlk regəd dəhná nēc.	'She's fine as far as her appearance is concerned.'
bətimihirt regəd ageru wedəhwalá new.	'With regard to education the country is backward.'
bezzih regəd altesmammanim.	'We did not agree in this respect.'

Note 53.2 Verb: Replacement of /s/ by /š/ in the causative prefix /as-/.

...dəkkama nəgusoccin aššennifew...	... 'having conquered the weaker kings'...
-------------------------------------	---

The causative prefix /as-/ may be /aš-/ with some verbs in /š-/, as in /aššennefe/ 'he won', /aššome/ 'he recommended for appointment', /aššete/ 'he caused to sell', etc.

Questions and Answers

beTebay reged Tiruneš indét nec.

siraw beprogramu meseret yemmisserra
yimeslihal †

sirawin yageffnew beKeddemtinnat new †
yeKesun nigiggir bemulu tegenezzebnew †
yemesriya betaccihu bajet bamet sint
new.

bemmimeTaw amet bizu serrateffnoc
tiKeTrallaccihu †

bennante Kebele babur Tabiya alle †

amerika mekina bemesrat beTam keff
yale irmijja adrigowal †

yaSe tewodros bilSiginna kaSe
minilik bilSiginna yibelt nebber †

yagerih yetimihirt idget ahun keff
yyale hedowal †

betimihirt reged ityoPiya
yaderregecciw irmijja beTam
asdennaKi meslo yittayyihal †

yennante Kebele astedadari sim man new.

yesayins timihirt beTam keff yalebbet
ager man new.

lijih sayins lememmar yifelligal †

lemehonu wedelela ager hedeh
yaderregutin irmijja temelkitehal †

bemin aynet timihirt dekkama
timeslihallec.

aSe minilik dekkama nigus nebberu †

beyyeweru yedemozhin siso leman
tiseTalleh.

yewer bajetihin beweru mejemmeriya
maweK ticilalleh †

beTam Tiru nec.

awo, yemmisserra yimesleffhal.

yellem, betimihirtu new.

awo, tegenezzebhut.

and meto ši birr new.

awo, hulett meto serrateffnoc
inKeTrallen.

yawtobus Tabiya inji, yebabur
Tabiya yellem.

awo, keff yale irmijja adrigowal.

man yawKal.

awo, beTam keff bilowal.

awo, beTam asdennaKi new.

ato yohannis yibbalal.

amerika new.

yellem, yesayins timihirt
beCirraš ayasdessitewim.

awo, temelkiccallehu.

besayins dekkama timesleffhallec.

yellem, beTam hayleffna nigus
nebberu.

lennate ilikillatallehu.

bizu gize awKewallehu.

aškerhın besínt KeTTerhew.	bassır bírr KeTTerhut.
• yetenaggerhew neger meTfo mehonun ahun tegenezzebhw †	áwo, tegenzibbewallehu.
letimihirtih yemmihon genzeb lomagñet Tireh nebber †	áwo, beTam Tirre nebber.
yezzih ager yesayıns ırmıjja beTam asdenaKi aydellem †	áwo, beTam asdenaKı new.
besayıns reged kezzih ager yelaKe ager yalle yimeslihal †	ıne yemmawKew lela ager yellem.
yamerikanna yeityoPiya mengıst astedader and aynet yimeslihal †	yellem, yeteleyayyé new.
set besırawanna beTebaywa yemittiwedded yimeslihal †	mán yawKal.
kantenna keTiruneš mán aššennefe.	Tiruneš aššennefec.
duro ızzih ager norehal †	yellem, ahun yemejemmeriya gizeyé new.
duro yayyehewın ager degmeh mayet tıfelligalleh †	áwo, mayet ifelligallehu.
duro amarıñña tınnagger nebber †	áwo, diro innagger nebber.
diro yetemarhewın zare tastawwisewalleh †	yellem, alastawwisewım.
yedırowın yeityoPiyan ketema tawKalleh †	áwo, awKallehu.
yedırow sımih mán nebber †	lemma nebber.
diro iketemaw wıst sinimabetoc nebboru †	áwo, bızu sinimabetoc nebboru.
diro beyyegizew sinima tay nebber †	áwo, beyyesammıntu ay nebber.
ızzih ager diro meTteh nebber †	áwo, belıjınnete meTıcce nebber.
yedırowın genzeb lewwetut †	áwo, addis genzeb awTıtewal.
yedırow aynet mekina ahun yiggeññal †	áwo, yiggeññal.
yedırow betih yeteserra kenCet nebber †	áwo, kenCet nebber.

dirset

under	meSihafu keTerePezaw <u>sír</u> new.
communications	<u>meggenañña</u> bamerika w1sT tesfaftowal
famous	napoliyon <u>simeTiru</u> sew nebber. girmawi janhoy beityoPiya lay <u>negsewal</u> .
to reign	menges
great	kebbede <u>tallaK</u> sew new.

bahunu zemen ityoPiya yemmittiggezzaw beniguse negest siltan s'ir new. and sew niguse negest malet min malet new bilo biTeyyik yemmimmellesillet mels indemmikkettelaw new.

niguse negest malet yenigusoc nigus malet new. beKedmo zemen ityoPiya bebizu kifloc tekefafla nebber. iyyandandu kifl rasun yecale ager nebber. kelelaw kifl gar yemmiyaggenaññew bizu neger alnebberem. mengedinna meggenañña silalnebbera, kandu kifl wedelelaw kifl mehed beTam asceggari nebber. bezzih mikniyat iyyandandu ager berasu nigus yittedadder nebber.

ityoPiyan and lemadreg bizu simeTiru nigusoc tenestew teleyayto yenebberewin ager and kaderregut behwala niguse negest teblew negsewal. indezzih yallut talallaK nigusoc sımaccaw beityoPiya tarik lay teSifo yiggeññal.

TiyyaKewoc

bahunu zemen ityoPiya yemmittiggezzaw indet new.

ityoPiyan yemmigeza man new.

niguse negest min malet new.

beKedmo zemen ityoPiya bebizu kifloc tekefafla nebber †

iyandandun kifil man yigezaw nebber.

kandu kifil wede lelaw kifil beKellalu mehed yiccal nebber †

yemengedinna yemeggenañña Tikim mindin new.

ityoPiyan and yaderrege man new.

agerin and madreg asceggari new †

amerikan and yaderrege man new.

Unit 54

Basic Sentences

yohannis

Constitution	higge mengist
Does Ethiopia have a Constitution?	ityoPiya higge mengist allat ↑

kebbede

Ethiopia adopted her Constitution in the year 1931 according to the European calendar.	indawroPa aKkoTaTer basra zeTeñ meto selasa and amete mihret ityoPiya higge mengist awTitallec.
This constitution was revised ('came out expanded again') in 1955.	yih higge mengist basra zeTeñ meto hamsa ammist amete mihret indegena tesfafto weTtawal.

yohannis

parliament	parlama
How many chambers is the Parliament divided into?	parlamaw besint kifloc yikkeffelal.

kebbede

The Ethiopian Parliament is divided into two chambers.	yeityoPiya parlama behulett kifloc yikkeffelal.
House of Representatives	yehigg memriya
The first chamber is called the House of Representatives,	yemejemmeriyaw kifl yehigg memriya yibbalal.
senate	yehigg mewesseffina
and the other chamber is called the Senate.	huletteffinaaw kifl degmó, yehigg mewesseffina yibbalal.

yohannis

vote, elections, choice	mırCa
What kind of elections do you have ('how is the election of the Parliament')?	yeparlama mırCa indét new.

	<u>kebbede</u>	
member		abal
county		awrajjja
district		wereda
The people elect the members of the House of Representatives from every province, county and district,		lehigg memriya yemmihonutin abaloc, hizbu keyyeTeKlay gizatu, keyyawrajjawinna, keyyeweredaw yimerTal.
nobleman		balabbat
to appoint		məšom
and the Emperor selects and appoints the senators from among the notables and nobles who are known for their deeds.		lehigg mewesseñña yemmihonutin abaloc degmo, niguse negestu besiraccaw ketawweKut mekwanintoccinna balabbatoc mekakkəl merTo yišomal.
	<u>yohannis</u>	
to be elected		məmmereT
How many years are the members [of the Parliament] elected for?		abaloccu lesint amet yimmerreTallu.
	<u>kebbede</u>	
to be appointed		məššom
While the members of the House of Representatives are elected for four years, the senators are appointed for six years.		yehigg memriya abaloc laratt amet bicca simmerreTu, yehigg mewesseñña abaloc lesiddist amet yiššomallu.

Grammatical Notes

Note 54.1 Postposition /sɪr/ 'under'

ityoPiya yemmittiggezzaw benuguse
negest sɪlTan sɪr new.

'Ethiopia is ruled by ('under the
authority of') the emperor.

məSɪhafu keTerePezaw sɪr new.

'The book is under the table.'

The postposition /sɪr/ 'under' is used in combination with the prefix-preposition /k(ə)-/, /b(ə)-/ or /ɪ-/ interchangeably. Thus 'The book is under the table' may be said /məSɪhafu keTerePezaw sɪr new/, /məSɪhafu beTerePezaw sɪr new/ and /məSɪhafu ɪTerePezaw sɪr new/.

Questions and Answers

yemeggenañña ministru mán naccew.
 yeTiruneš abbat simeTiru nebberu †
 beityoPiya lay menges yemmicil indét
 yalle sew mehon allebbet.
 ityoPiya wist nigus sint amet
 menges yicilal.
 tallak wendimmih yemimmarew yét
 ager new.
 kemeSihafu sir yenebberewin gazeTa
 mán wessedew.
 ato lemna yemmiseraw keman sir new.
 yeityoPiya parlama yemmiggeñ
 beyetiññaw ketema wist new.
 silagerih higge mengist yét temark.
 behigg mewesseña kifil wist serteh
 tawKalleh †
 yeparlamaw abaloc izzih yimeTallu †
 wendimmih yehigg mewesseña abal
 naccew †
 yetiññaw wereda timihirtbet
 yemmiyasfelligew yimeslihal.
 kageru balabbatoc andu agere geži
 indihon tešome †
 yennelemna bet yastemariwoc
 meggenañña new †
 innante awrajja wist yallew
 tillaKu wenz mán yibbalal.
 kehullaccihu tallak mán new.
 yeweredawin balabbat ayyehew †
 temariwoc memreTinna wedamerika
 melak incilallen †
 lemna bante sir mesrat yifelligal †
 amerikawiyaw yeprezident mirCa
 yemmiyadergut mecé new.

ato yohannis naccew.
 áwo, simeTiru nebberu.
 abzaññawin gize yenigus lij mehon
 allebbet.
 yetewessene aydellem.
 amerika wist new.
 ine wessijje, lalmaz setTehuwat.
 kenigd ministru sir new.
 baddis abeba ketema wist new.
 itimihirt bet wist new.
 yellem, sericce alawKim.
 yellem aymeTum.
 áwo, naccew.
 weredawoccu hullu timihirtbet
 yasfelligaccewal.
 áwo, andun šomut.
 áwo, yastemariwoc hullu
 meggenañña new.
 abbáy yibbalal.
 ato kebbedé new.
 yellem, alayyehutum.
 áwo, and assir temariwoc memreTinna
 melak ticilallaccihu.
 yellem, ayfelligim.
 kand amet behwalá new.

yeweredaw geži yetemarew yét
ager new.

ingliz ager wíst new.

yeparlamaw abaloc bamet wíst
yereft gize allaccaw †

áwo, besene wer wíst yarfallu.

dirset

parliament
superiority, preponderance,
majority

zare yeityoPiyan mikirbet ayyehut.

astemariw betimihirtaccaw bilCa
yageññutın temariwoc
ameseggenaccaw.

assabhın ideggifallehu.

to support

medeggef

council of ministers

yeministroc mikirbet.

addiswa ityoPiya indawroPa aKkoTaTer basra zeTeñ meto selasa and amete mihret yemejemmeriyawın higge mengist aweTTac. yih higge mengist indegena tešasilo kehaya aratt amet behwala weTTa. addisu higge mengist yemengistun TeKlalla siranna yeparlamawın sılTan asfafto yigelSal.

inde lelocu ageroc hullu yeityoPiya parlama weyim mikirbet, hulett kifloc allut. yemejemmeriyaw kıl yehigg memriya sihon, huletteññaw degmo yehigg mewesseñña new. yehigg memriya abaloc yemmimmerreTut behızb dıms bilCa new. keyyeweredaw, keyyawrajjawınna keyyeTeKlay gızatu hızb yemerreTaccaw sewoc lehigg memriyaw kıl abaloc yihonallu. lehigg mewesseññaw kıl yemmimmerreTut abaloc behızbı aydellew. bızu gize bemengist sıra lay honew ageraccawın bemagelgel besiraccaw ketawweKut sewoc mekakkel, niguse negestu merTo abal indihonu yišomaccawal.

leparlamaw yemmimmerreTut abaloc hıgg bemawTatınna yehızbun TıKım bemedeggef siraccawın yakkenawwınallu. abzaññawın gize hıgg yemmimeneCCaw keparlamaw sayhon keminstroc mikirbet new. honom andand gize kehıgg memriyaw kıl hıgg limeneC yıcılal. yehıgg memriyaw abaloc yemmimmerreTut laratt amet sihon, yehıgg mewesseññaw abaloc gın lesıddıst amet new.

TiyyaKewoc

yemejəmmeriyaw higgemengist besínt amete mihret weTTa.

addisu higge mengist méc weTTa.

yaddisu higge mengist wanna alama mindín new.

yeityoPiya parlama sínt kiflocc allut.

simaccew man man yibbalal.

yehigg memriya abaloc yəmmimmerreTut indét new.

yehigg mewssəñña abaloc indét yimmerreTallu.

yehigg memriya abaloc lesínt amət yimmerreTallu.

yeparlamaw abaloc sira mindín new.

abzaññawın gize higg keyét yimeneCCal.

Unit 55

Basic Sentences

yohannis

emerging, the way of climbing	awwəTaT
law making	higg awwəTaT
How are laws made in Ethiopia?	yeityoPiya higg awwəTaT indét new.

kebbədə

First, laws are initiated in ('from') the House of Representatives.	mejəmməriya higg yəmmimeneCCəw kehigg məmriyaw kifil new.
to determine, to decide	məwəssen
decision	wissane
The bill passed by the House is sent to the Senate to be discussed and decided upon ('so that they discuss it and make a decision upon it').	yehigg məmriyaw kifil yewəssenəw higg wede higg məwəsseñfiaw kifil yillakinna, indinnəgaggerubbetinna wissane indiseTu yidderregal.
to confirm, to approve, to ratify	maSnat
to discharge, to demote, to reject	məšar
When the final bill ('decision') is presented to the Emperor, he ('the Emperor') ratifies or rejects it.	yemeCerrešaw wissane leniguse negestu beKerrebe gize, niguse negestu wissanewin yaSenawal, weyam yisirewal.

yohannis

prince	məsfın
plural	məsafınt
Since the Emperor has absolute power, is he the one who appoints the notables and princes [to various high offices]?	niguse negestu keff yale siltan silallew, mannaccəwinim mekwanintinna məsafınt yəmmimərT rasú new †

kebbede

[Yes,] the Emperor has the authority to select the ministers of the Imperial Ethiopian government and all other important officials.

yeityoPiya niguse negest
ministroccininna talallaK
balesilTanoccin hullu lememeT
silTan allew.

Structure Sentences

(Postpositions)

- | | |
|--|---|
| 1) He sat down by the child's side.
It's near the table.
There is a big tree near the house. | <u>keli</u> ju <u>aTegeb</u> teKemmeTe.
<u>beTere</u> Pezaw <u>aTegeb</u> new.
<u>ibetu</u> <u>aTegeb</u> talliK zaf alle. |
| 2) There is nothing on the box.
He sat down on the chair.
to hang, to be suspended
A lamp is hanging above my head. | <u>besa</u> Tinu <u>lay</u> minimm yellem.
<u>iwenberu</u> <u>lay</u> teKemmeTe.
tenTeleTTele-menTelTel-
yinTeleTTelal
<u>kerase</u> <u>belay</u> mebrat tenTelTilowal. |
| 3) People were sitting under the tree.
bridge
There is a river under the bridge.
to fall
He fell under the car. | <u>bezafu</u> <u>sir</u> sewoc teKemmiTewal.
dildiyy
<u>kedildiyyu</u> <u>sir</u> wenz alle.
mewdeK
<u>imekinaw</u> <u>sir</u> weddeKe. |
| 4) forest
below, underneath, under
The forest is below the mountain.
There is a road below the village.
The cows are grazing below the hill. | Cakka
tacc
Cakkaw <u>keteraraw</u> <u>tacc</u> new.
<u>imenderu</u> <u>tacc</u> menged alle.
<u>kegaraw</u> <u>betacc</u> lamoc
yileKaKKimallu. |
| 5) He lives in Ethiopia.
He stayed at the hotel. | <u>beityo</u> Piya <u>wisT</u> yinoral.
<u>ihotelu</u> <u>wisT</u> arrefe. |

- 6) He went outside the house. kəbetu wıCC hedə.
He stood at ('outside') the gate, ıbərru wıCC Komə.
- 7) I went up to the city of Addis ıskaddis abəba kətəma dıres hedku.
Ababa.
He took him up to the school. ıtemaribetu dıres wəssədew.
- 8) soldier wəttadder
I went with the soldier. kəwəttadderu gar hedku.
- 9) He is liked by ('among') his bastemariwoccu zənd yetəwəddədə
,teachers. new.
I'll take you to the students. ıtemariwoccu zənd iwəsdıhalləhu.
He lives with me (i.e. at my kəne zənd yınoral.
place).
- 10) It's at the tree. ızafu ga new.
He passed by their house. bənessu bet ga alləfə.
- 11) There is a river at the foot kəteraraw girge wenz alle.
of the mountain.
Trees grow below the hill. bəkorebtaw girge zaf bəklowal.
Put the suitcase by the table. saTınun ıTərəPezaw girge
asKəmmıTew.
- 12) ball kwas
at the head of rasge
There is a football ground up kətimihirtbetu rasge yəkwas meda
above the school. alle.
There is a lake up above the ıteraraw rasge hayıK alle.
mountain.
- 13) I stood in front of the teacher. bastemariw fit Komku.
There is a table in front of ılıju fit TərəPeza alle.
the boy.
He was received in audience by kəjanhoy fit Kərrəbə.
('in front of') His Majesty.
He came before the students. kətemariwoccu bəfit mətTa.

- 14) Children are playing behind
the car. kemekinaw hwala lijocc
y1CCawwetallu.
There are many flowers behind
the house. bebetu hwala bizu abebawocc allu.
A student sat behind the table. 1TerePezaw hwala and temari
teKemmeTe.
I'll go after five years. kammist amet behwala ihedallehu.
- 15) Students are playing in front
of the school. ketimihirtbetu fitlefit temariwoc
y1CCawwetallu.
Flowers grew in front of the house. bebetu fitlefit abeba beKKele.
There is a railroad station
in front of the hotel. 1hotelu fitlefit babur Tabiya
alle.
- 16) There is a secret between
two of us. behulettaccin mekakkal misTir
alle.
There is a street between the
houses. 1betoccu mekakkal menged alle.
He is standing in ('among')
a crowd. kebizu sewoc mekakkal Komowal.
- 17) Trees grow at the side of
the house. kebetu gon zafoc beKlewal.
There is a chair by the table.
to burn (intr.) beTerePezaw gon wenber alle.
mekKaTel
The store near ('which is at
the side of') the hotel
burned down. 1hotelu gon yallew suK teKaTTele.
side by side gonlegon
We sat side by side with the
students. ketemariwoccu gonlegon teKemmeTin.
- 18) near Tigg
There are trees near the house. kebetu Tigg zafocc allu.
There is a town near the
mountain. 1teraraw Tigg ketema alle.
baby hiSan
The baby is sleeping near the
wall. begidgidaw Tigg hiSanu teffitowal.

- 19) The forest is around the town.
There is a fence around the house.
Cakkaw beketemaw zuriya new.
kebetu zuriya aTir alle.
- 20) Whenever we meet he tells me about his teacher.
betegenafiken KuTir silastemariw yinogrefal.
- 21) I didn't come because I was busy.
besira mikniyat salmeTa Kerrehu.
- 22) We can't go to the movies during the class hours.
betimihirt gize wedesinima lemehed ancilim.
- 23) I went to London in accordance with the instructions.
betizazu meseret wedelondon hedku.
- 24) She is known for her beauty ('as fas as beauty is concerned').
bemelk reged yetawweKec nec.
- 25) I couldn't go downtown because of the rain.
kezinabu yetenessa wedaddis ketema lemehed alcalcum.
- 26) The land situated to the east belongs to my father.
bemisraK bekkul yallew meret yabbate new.
- 27) He sat by the side of the river.
I built a house at the seashore.
Trees grow along the lake.
kewenzu dar teKemmeTe.
bebahiru dar and bet serrahu.
ihayiku dar zafoc beKlewal.
- 28) He is invited instead of his brother.
bewendimmu fanta issu tegabbeze.
- 29) to have trouble, difficulty, problem
We don't have any problem except for money.
mecerger
kegenzeb besteKer yecergeren neger yellem.
- 30) He was given a job in accordance with his education.
betimihirtu meTen sira teseTTew.

Grammatical Notes

Note 55.1 Postpositions.

The structure sentences illustrate the use of the most common postpositions used in combination with various prefix-prepositions.

The majority of these postpositions were discussed in previous units.

As can be seen from the above sentences most of the postpositions may be used in combination with two or three different prepositions interchangeably. The use of this or that preposition is usually determined by local preference. Following is a summing up of the most used postpositions together with the corresponding prefix-prepositions:

<u>Prefix-Preposition</u>	<u>Postposition</u>	<u>Meaning</u>
/k(ə)-/, /b(ə)-/ or /ɪ-/	/aTəgəb/	near, close to, by, by the side of
/b(ə)-/ or /ɪ-/	/lay/	on, over
/kə-/	/bəlay/	above, over
/b(ə)-/, /k(ə)-/ or /ɪ-/	/sɪr/	under, beneath
/k(ə)-/ or /ɪ-/	/tacc/	below
/k(ə)-/	/betacc/	below
/b(ə)-/ or /ɪ-/	/wɪsT/	in, at, inside
/k(ə)-/ or /ɪ-/	/wɪCC/	out, outside
/ɪsk(ə)-/ or /ɪ-/	/dɪrəs/	up to, as far as, until
/k(ə)-/	/gar/	(together) with
/b(ə)-/	/zənd/	among, between
/ɪ-/	/zənd/	to, at
/k(ə)-/	/zənd/	at, near
/ɪ-/	/ga/	at, near
/b(ə)-/	/ga/	by
/k(ə)-/, /b(ə)-/ or /ɪ-/	/gɪrge/	at the foot of, by, under, below
/k(ə)-/ or /ɪ-/	/rasge/	up above, at the head of
/b(ə)-/, /k(ə)-/ or /ɪ-/	/fit/	in front of, before, in the presence of
/k(ə)-/, /b(ə)-/ or /ɪ-/	/fɪtlefit/	in front of

<u>Prefix-Preposition</u>	<u>Postposition</u>	<u>Meaning</u>
/k(ə)-/	/bəfit/	before
/k(ə)-/, /b(ə)-/ or /ɪ-/	/hwala	behind
/k(ə)-/	/bəhwala/	after
/b(ə)-/, /ɪ-/ or /k(ə)-/	/mekakkəl/	between, among
/k(ə)-/, /b(ə)-/ or /ɪ-/	/gon/	at the side, by the side, by, near
/k(ə)-/	/gonləgon/	side by side
/k(ə)-/, /ɪ-/ or /b(ə)-/	/Tigg/	next to, near by
/b(ə)-/ or /k(ə)-/	/zuriya/	around
/b(ə)-/	/KuTır/	whenever
/b(ə)-/	/mıknıyat/	due to, because of
/b(ə)-/	/gize/	during, at the time of
/b(ə)-/	/məseret/	in accordance with, according to
/b(ə)-/	/reged/	in regard to, as far as...concerned
/k(ə)-/	/yetənəssa/	due to, because of
/b(ə)-/	/bəkkul/	in the direction of, to
/k(ə)-/, /b(ə)-/ or /ɪ-/	/dar/	by the side of, along
/b(ə)-/	/fanta/	instead of, in lieu of
/k(ə)-/	/bestəkər/	except
/b(ə)-/	/məTən/	in accordance with

Questions and Answers

mıkrı sıtıfəllıg yét tıhedalleh.	wədə šımagıllə ihedallehu.
TəKlay gızatoccu məlakteññoccaccəwın beyyesınt ametu yımerTallu.	beyyarattu amét new.
bədımS bılcə yetəmərreTut səwoc ləsınt amet yageleggılallu.	aratt amét new.
betecaleh məTən abbatınna nıathın mədeggef tıweddalleh †	áwo, beTam dəss yilefññal.
bemınıstroc mıkrırbet wıstT serteh tawKalleh †	yellem, serıccə alawKım.
janhoy kamerıka sımməlləsu məkwanıntunna məsafıntu təKəbbəluwaccəw †	áwo, bemulu wəTtəw təKəbbəluwaccəw.

yefirdun wissane lomesmat .wedefirdbet tihedalleh †	áwo, ihedallehu.
yebetun waga anci mewessen ticiyalleš †	yellem, alcilim.
imezgiyaw lay yetenTeleTTelew kot yemán new.	yewendimmé new.
yabbay wenz dilddiyy beTam tilliK new † kedildiyyu lay yeweddeKew sew yét yinor nebber.	áwo, tilliK new. addis ketema wisT nebber.
beCakkaw mekakkel wenz alle † wettadderoc kwas mecé yiCCawwetallu.	áwo, hulett tilillliK wenzocc allu. Kidame keseat behwala yiCCawwetallu.
Cakka bizu gize bamerika wisT yiKKaTTelal †	áwo, bizu gize yiKKaTTelal.
wedesiraš sittihej, hiSanun mán yiTebbiKewal.	ayate tiTebbiKewallec.
bebetacci hu zuriya aTir alle † kante aTegeb teKemmTo yenebberew sew mán nebber.	aTir yellem. bewinetu alewKewim.
ifoKu lay mettaTebiya bet alle †	áwo, hulett mettaTebiya betocc allu.
kewenzu belay yallew irša yemán new.	yaggoté new.
isaTinu wisT yallewin libs wessedhew † kebeté mengistu girge kwas meda alle † kalgaw betacc.mín alle. kemekinaw wisT weTto yét hede. kebetu wiCC hedew liCCawwetu yicilallu †	yellem, alwessedhutim. áwo, alle. minimm yellem. mıgıbbet gebba. áwo, yicilallu.
ıskitmeTu dıres liTebbiKaccıhu † betun kebotaw gar gezzahew † ınnatih zend yallewin mekina liwsedew † Tıwat ıñña ga tımeTallaccıhu † kalgaw girgenna ırasge mín alle. ıberru fıtlefit yallutın wenberoc anessahaccew †	áwo, TebbiKen. áwo, gezzahut. áwo, wisedew. áwo, beTıwat ınmeTallen. minimm yellem. áwo, anessahuwaccew.

kante fit təkemīTa meSihaf yanəbbebəc mán nat.	weyzero almáz nat.
keseat behwala wedesinimabet mehed tifellīgallaccihu †	yellem, anfellīgim.
kelemma befit mán meTto nebber.	mannim almeTTam.
bantenna belemma mekakkəl mín neger alle.	minimm neger yellem.
kebanku gon yallewin bet mán gezzaw.	weyzero Tirunəš gezzacciw.
bebete kristiyanu zuriya yallut betoc hullu yemengist naccəw †	yellem, yato tesemmá naccəw.
besimimmīnetaccin məseret genzebun tiseTəññalleh †	áwo, iseTihallehu.
wéndimhín bayyehew gize mín neggerhəw.	minimm alneggerhutim.
bewenzu dar zafoc tekkəlaccihu †	áwo, tekkəlín.

dirset

the way of conducting	yesiraw <u>ammərar</u> beTam Tīru nəw. temariw timihirtun <u>indikketattel</u> astemariw TeyyeKəw.
to persue, to follow	mekketattel
defense	lenegere <u>məkkəlakeya</u> aKərballehu.
Prime Minister	TeKlay ministr.
laws	yageru <u>higgigat</u> Tīru nəw. abbatu lijun <u>məkkere</u> .
to advise	məmker
	ləmmanna kebbədə silesiraccəw <u>temakkeru</u> .
to consult	məmmaker
chairman	liKə mənber
	kelondon yılıK wede paris mehed <u>azenbiyyallehu</u> .
to incline, to tend, to turn toward	mazenbel

connection, communication,
relationship

behulettaccin mekakkel yallew
giniññunnet iyyedekkeme hedowal.

yeityoPiya niguse negest mengist yeTintuninna yahunun yastedader
hunate yizo yiggeññal. niguse negestu tallak siltan silallew, mannaccawinim
yastedader kifl liyazz yicilal. yewiCC ager gudday ammerarin
yemmikketattelinna yemmiwessin niguse negestu new. yageritun yemekkelakeya
hayil beTeKlalla yemmiyazzinna indezzihum talallaK yemengist balessiltanoccin
yemmišominna yemmišir niguse negestú new.

TeKlay ministrunna leloccu ministroc bandinnet yeministroc mikirbet
abaloc naccaw. mannaccawim yager astedader higgigat yemmiweTaw, yeministroc
mikirbet abaloc temakrew bewessenut wissané new. yeministroc mikirbet liKe
menber niguse negestú new. bahunu gize yemengistu siltan keparlamaw yilik
wede niguse negestunna wedeministroc mikirbet yazenebbilal.

TiyyaKewoc

yeityoPiya mengist astedader indét new.
yeniguse negestu siltan iskemin dires new.
yageritun yemekkelakeya hayl yemmiyaz man new.
silawicc guddayinna silager wist gudday yemmiwessin man new.
niguse negestu beministroc mikirbet wist likkemmet yicilal ↑
beministroc mikirbet wist yeniguse negestu siltan mindin new.
beniguse negestunna beministroc mekakkel yallewin giniññunnet asredda.
bamerika wist sint ministroc allu.
kehullum ministroc besiltan yemmibelT yetiññaw new.
silamerika mengist beseffiw gileS.

Unit 56

Basic Sentences

yohannis

Can you tell me ('explain to me')
[something] about the sphere of
authority of the ministers?

yeministroc siltan indet indehone
liyasredduñ yicilallu ↑

kəbbədə

Every minister conducts all the
affairs of the ministry to which
he is appointed.

iyandandu ministr betesəTTew
minister wísT yemmisserrawin
sira bemella yimeral.

to decree

mədəngəg

to be decreed

məddəngəg

responsibel

alafi

In addition to this, because he
is a member of the Cabinet, he
is responsible for all the
decrees and decisions taken
[by the cabinet].

kəzziyam belay ləministroc mıkırbet
abal siləhone, lətədənəggegəw
hıgginna lətəsəTTew wissane
hullu alafí new.

to extend, to increase
ability

masfat

cilota

He can promote or demote his
subordinates, as well as
restrict or extend their
authority.

kəbetaccu yallutin serrateññoc
ləməšomınna ləməšar, indəzzihum
siltanaccəwin ləməwessenınna
ləmasfat cilota alləw.

yohannis

Can you name me the most important
ministries?

wanna wanna ministeroccin linegruñ
yicilallu ↑

kəbbədə

pension

Tureta

transportation

mammələləša

protection

TıbbəKa

The main ministries are: The
Ministry of Foreign Affairs,
The Ministry of Interior,

wanna wanna ministeroc, yewıCC
gudday ministér, yager gizat
ministér, yefırd ministér,

The Ministry of Finance, The Ministry of Pen, The Ministry of Defense, The Ministry of Public Works, The Ministry of Commerce and Industry, The Ministry of Pension, The Ministry of Transportation and Communications, The Ministry of Post, Telegraph and Telephone, The Ministry of Agriculture, The Ministry of Public Health, and The Ministry of Education and Fine Arts.

yegenzeb ministér, yeSihifet ministér, yemekkelakeya ministér, yesira ministér, yenigdinna yeindustri ministér, yeTureta minister, yemammelalešanna yemeggenañña ministér, yeposta yetelegrafinna yetelefon ministér, yerša ministér, yehizb Tena TibbeKa ministér inna yetimihirtinna sine Tibeb ministér naccaw.

Grammatical Notes

Note 56.1 Noun: Irregular Plural

weyzazirtinna mekwanint Ciffera
mayet yiweddallu.

'Ladies and gentlemen like to
watch, popular dances'.

mekwanintinna mesafint yemmimerT
rasu new †

'Is he the one who appoints the
notables and aristocrats?'

The 'irregular' plural in /-yan/ was discussed in Note 3.6. The above examples illustrate the use of three other irregular plurals, i.e. /mekwanint/ (singular: /mekonnin/), /weyzazirt/ (singular: /weyzero/) and /mesafint/ (singular: /mesfin/). Still other 'irregular' plural forms have occurred in this Course, e.g. /werat/ 'months' (singular /wer/), /Kesawist/ 'priests' (singular /Kes/), /higgigat/ 'laws' (singular /higg/), etc. All these plural forms have been borrowed from Geez.

Some nouns may have both regular /-oc(c)/ and Geez plural forms. In some cases these forms may be used interchangeably, in other cases they have different meanings. In colloquial Amharic the Geez plural forms are often combined with the regular suffix /-oc(c)/ thus forming a kind of 'double' plural forms, e.g. /mekwanintoc/, /weyzazirtoc/, etc.

Following is a list of nouns which may have either regular plural forms in /-oc(c)/, or Geez plural forms, or double plurals:

<u>Regular Plural</u>		<u>Irregular Plural</u>	<u>Double Plural</u>
weroc	'months'	werat	weratoc
gizewoc	'times'	gizeyat	gizeyatoc
Kenoc	'days'	Kenat	Kenatoc
Kesoc	'priests'	Kesawist	Kesawistoc

	<u>Regular Plural</u>	<u>Irregular Plural</u>	<u>Double Plural</u>
nigusoc	'kings'	negestat	negestatoc
liKoc	'learned men'	liKawint	liKawintoc
weyzerowoc	'ladies'	weyzazirt	weyzazirtoc
šumoc	'chiefs'	šumamint	šumamintoc
higgoc	'laws'	higgigat	higgigatoc
mesfinoc	'princes'	mesafint	mesafintoc
mēSihafoc	'books'	mēSahift	mēSahiftoc
mengistoc	'governments'	mengistat	mengistatoc

The following words have different meanings according to the plural forms used:

<u>Singular</u>	<u>Regular Plural</u>	<u>Irregular Plural</u>	<u>Double Plural</u>
/mekonnin/ 'officer'	/mekonninoc/ 'officers'	/mekwanint/ or, 'gentleman' 'gentlemen'	/mekwanintoc/ 'gentlemen' 'dignitaries'
/wendim/ 'brother'	/wendimmoc/ 'brothers'	/wendimmamac/ 'brothers to each other' (2 persons)	/wendimmamaccoc/ 'brothers to each other' (more than 2 persons).
/ihit/ 'sister'	/ihitoc/ 'sisters'	/ihitimamac/ 'sister to each other' (2 persons)	/ihitimamamaccoc/ 'sisters to each other' (more than 2 persons)

Examples:

bizu yayyer hayl mekonninoc letimihirt wedamerika meTtu.	'Many Air Force officers came to America to study.'
yeityoPiya mekwanint(occ) awroPan gobefñfu.	'The Ethiopian dignitaries visited Europe'.
yekebbede wendimmoc jografi yaTenallu.	'Kebbede's brothers study geography'.
kebbedenna tesemma wendimmamac naccaw.	'Kebbede and Tesemma are brothers'.
Tiruneš, merinna almaz ihitimamamaccoc naccaw.	'Trunesh, Mary and Almaz are sisters'.

Questions and Answers

addis abeba benēbberubbet gize yayyerun hunate wēddēdūt †	áwo, wēdijjew nebber.
yəinglizinna yeityoPiya yemēngist ammērar yimmēsassēlal †	bēTam ayimmēsassēlim.
yemēkkēlakeyaw ministrun tawKaccēwalleh †	yellēm, alawKaccēwim.
bagerih wist ministrocun yemmišominna yemmišir mán nēw.	niguse negestú nēw.
TēKlay ministru izzih ager mēTtew nebber †	yellēm, alayyehuwaccēwim.
yamerikan hizb yemēngistun astēdader wēddotal †	áwo, bēTam wēddotal.
mín aynet tīmihirt lēmēmmar mēTTah. tīmihirthin yemitfēSSimew mecé nēw.	mēhandisinnét lēmēmmar mēTTahu. kammist amet behwalá nēw.
likē menberu sint ametaccēw nēw.	and hamsa amet yihonaccēwal.
temariw kēmēhandisinnēt yilīK yepoletik tīmihirt lēmēmmar yazēnebbele yimeslihal †	áwo, yimeslēññal.
yetīmihirtbetun higg yēdeneggegew mán nēw.	yetīmihirt ministr nēw.
yewiCC gudday minister alafi mán naccēw.	yewiCC gudday ministrú naccēw.
yefird ministru dēhna sēw naccēw † yēministru yetīmihirt cilotā mindín nēw.	áwo, bēTam dēgg naccēw. ine alawKim.
yeityoPiya niguse negest mēngist kēffiteñña firdbet allēw †	áwo, allēw.
yēgenzēb ministru indēmēTTu wēde betih tihēdalleh †	yellēm, izzihu amēšallehu.
yemēkkēlakeya minister yalēbbētīn bota tawKēwalleh †	áwo, awKallehu.
īTureta minister wist serteh tawKalleh †	áwo, sericcallehu.
yehizb Tēna TibbēKa minister bīzu temariwoc wēdewiCC ager likowal †	áwo, likowal.

yegenzeb minister serrateññoc keff yale demoz yageññallu †	áwo, yageññallu.
addisu yetimihirtinna yesine Tibebe minister mesriyabet yét new.	keyuniversitiw bestejerba new.
yeposta yetelegrafinna yetelefon minister addis mesriyabet tesertolletal †	yellem, alteserralletim.

dirset

to be led, to be guided	ageru bemengist balessilTanoc <u>yimmerral.</u> memmerat
responsible, answerable, accountable	lesiraw <u>teTeyyaKi</u> yehonew yohannis new.

bahunu gize beityoPiya wist kaska aratt belay yemihonu liyyu liyyu ministeroc yiggeññallu. kennezzih ministeroc wanna wannawoccu yewiCC gudday ministér, yegenzeb ministér, yager gizat ministér, yersa ministér, yesira ministér, yenigd ministér, yetimihirtinna sine Tibebe ministerinna leloccim innezzihin yemesasselut naccaw.

lyyandandu minister beministr yimmerral. ministru beteseTTew minister wist lemmiserraw lemanifñaccawim neger alafi new. behigg beteseTTew silTan meseret kebetaccu yallutin šumamintoc yemmišominna yemmišir issú new. kezzihim belay silTanaccawin lemasfatinna lemewessen mulu cilota allew.

ministru leministroc mikirbet abal bemehonu, bessu silTan sir lemmittedadderew minister beTeKlalla teTeyyaki new. beyyegizew lemmiffesSemew sira wanna direkteru alafi new.

TiyyaKewoc

bahunu gize beityoPiya wist sint ministeroc yiggeññallu.
ammistu wanna wanna ministeroc inneman naccaw.
yenigd minister sira mindin new.
lyyandandun minister yemmimera man new.
yeminstru silTan mindin new.
yeministrun sira zerzir.
leministru yemesominna yemesar silTan man seTTew.
ministroc hullu leministroc mikirbet abal mehon allebbaccaw †
yewanna direkteru sira mindin new.
irswo ahun beyetifñaw minister wist yiserallu.

Unit 57

Basic Sentences

yohannis

to be united

United States of America

As far as I know, in the United States each government Department is divided into many Sections.

Does the same situation exist in the Ethiopian Ministries?

Yes, all the ministries are divided into many sections.

to administer, to manage,
to direct

Because each department is managed by a director he ('the director') is responsible for all the work performed in his department.

obedient

deputy minister

However each director is responsible to the minister or his deputy.

turn; ordinary, common

in his turn

The ministers and the deputy ministers in their turn are responsible to the Emperor (also).

mettebabber

yetebabberew yamerika

mengist

betebabberew bamerika mengist
wist indemmawKew iyyandandu
yemengist mesriyabet bebizu
kifloc yikkeffelal.

yih hunate beityoPiya ministeroc
wist yiggeññal ↑

áwo, ministeroccu hullu bebizu
kifloc tekefaflawal.

tekiyahede-mekkiyahede-
yikkiyahedal

iyandandu kifl bedirekter
silemmikkiyahed, bekiflu
lemmisserraw sira hullu
alafiw direkterú new.

tazzaž

mikittil ministr

honom mannaccawim direkter
leminstru weyim lemikittil
minstru tazzaž new.

tera

beteraw

minstroccinna mikittil minstroc
degmo beterraccaw leniguse
negestu tazzažoc naccaw.

yohannis

judge

Since the Emperor is the head of Ethiopia I suppose he is the one who selects and appoints the judges.

dañña

niguse negestu yeityoPiya TeKlay geži bəməhonu, daññoocin yəmmimərTinna yəmmišon issu yimesləññal.

kəbbəde

It's true the Emperor appoints the most important judges of the courts.

irgít new. kəffiteñña yefirdbet daññoocin yəmmišom niguse negestú new.

appointment

However it is the minister of Justice who selects the judges and presents them for appointment.

šumet

darugin daññoocin mərTo ləšumet yəmmyaKərbew yefird ministrú new.

After the minister of Justice has selected the judges and presented them to the Emperor, they get their appointments (according to that, appointments are given to the judges').

yefird ministru daññoocin mərTo leniguse negestu kaKərrebe behwala bezziyaw məseret šumet ledaññooccu yisseTTal.

Questions and Answers

yəsira minister bizu serrateññooc allew †

áwo, kand ší belay sayhonu ayKərum.

ityoPiya wist yenigd sıra Tiru yimeslihal †

áwo, Tírú new.

yenigdinna yendustri ministru mán naccəw.

alawKaccəwim.

yənnante məsriyabet alafí mán new.

ato təsəmmá new.

yətımihirt minister šumoc beTam degg sewoc naccəw †

áwo, beTam degg sewoc naccəw.

bammist meto berr sánt gize mettedader ticilallaccihu.

hulett wer yahıl mettedader incilallen.

baləm wist bewıCC ager mənğıstat yəmmittədadderu bizu agerocc allu †

áwo, bizu naccəw.

yeityoPiya məlıketeññoc honew yəmmihedut innəmán naccəw.

sımacəwın alawKim.

yetiṁihirtinna sine Tibeḅ minister yemṁikkiyahedew beṁikittil ministr new †	áwon, beṁikittil ministír new.
lemma labbatinna lennatu tazzáž new †	áwo, tazzáž new.
kezzih ager yemṁihedutin šumoc hullu tiggenafñaccewalleh †	áwo, iggenafñaccewallehu.
bageru wıT yenıgd sıra iyyetəsfaffa yemṁihed yimeslihal †	áwo, iyyetəsfaffa hedowal.
temariwocun lemegobñet yemmimeTut mikittil ministr mán naccew.	ato yohannıs naccew.
ato lemma tera serrateñña new †	yellem, yemesriyabetu šum new.
yemmimeTut daññoc sınt naccew.	assir yihonallu.
šumet yemṁifelligut sewoc bızu naccew †	beTam bızu aydellum.
sınt tera wettaddérocc aytehal †	ammıst tera wettadderoc ayıccallehu.
daññoccu ıfırdbet wıT naccew †	aydellum.
sılehıgg temıreh dañña mehon tıfelligalleh †	áwo, ıfelligallehu.
mikittil yefırd ministru abbatıh naccew †	áwo, abbaté naccew.
tera serrateññoc lešumoccu tazzáž naccew †	áwo, Kin tazzážoc naccew.
hızbu behıgg meşeret mettedader yıfelligal †	áwo, kehıgg wıCC yemṁıserutin sewoc ayweddim.
šumet yemṁifellig sew yét meşrat yasfelligewal.	ımengıst meşriyabet wıT meşrat yallebbet yimesleñal.
ante yemengıst šum neh †	aydellehum.
daññoccu lenegeru wıssane seTTut †	yellem, gená naccew.
besıra minister wıT kemṁıserut sewoc mekakkel wedamerika yemṁihedut sınt naccew.	ammıst sewoc yıhedallu.
yewello mekwanınt lemın meTTu.	janhoyın lemayét new.
serrateññoccu ahun tebabrewal †	yellem, altebabberum.
lehızbu melakteñña yemṁihonut sewoc yemṁimmerreTut keteraw hızb new †	áwo, kehullúm new.

dirset

proper, appropriate	ato lemna <u>tegebi</u> botawin yizowal.
carrying out, performance	yeguddayu <u>affeSaSem</u> bedenbu meseret new.
	<u>beTiniKkaKe</u> sirayen indisera <u>teKoTaTtereñ.</u>
care	TiniKkaKe
to supervise, to control	meKkoTaTer
inferior	yewendimme sira kene sira <u>anesteñña</u> new.
legal	<u>bedañfinnet</u> sira bizu gize sericcallehu. wendimme and mulu libs <u>šellemeñ.</u>
to give, to grant, to award, to decorate	mešellem
choice, selection	ato yohannis iKa <u>ammerareT</u> yawKal.

indemannaccawim ageroc yeityoPiya niguse negest mengist mesriyabetoc hullu beliyu liyyu kifloc yikkeffellallu. leyyandandu kifl alafi hono tegebiw sira indiffeSSem yemmiyadergew yekiflu šum new. beTeKlallaw yemesriyabetun yesira affeSaSem yemmiKkoTaTTerinna yemmiwessin ministru bemehonu, yekifl šumu mejemmeriya kebelayu lallut šumamintoc, bemeCerrešam leministru tazzaž new.

anesteñña yehonutin dañnoc lemešominna lemešar siltan yeteseTTew yefird ministru new. keffiteñña dañnoccin gin lemešominna lemešellem siltan yallew niguse negestu bicca new.

bemejemmeriya yefird ministru tegebiwocun sewoc kemerreTe behwala leniguse negestu yaKerbal. befird ministr siltan yetemerretutin sewoc niguse negestu yišomal.

yedañfinnet sira beTam asceggari bemehonu, mirCaw beTiniKkaKe messerat allebbet.

TllyyaKewoc

yeityoPiya mesriyabetoc bebızu kifloc tekefflewal †
 iyyandandu kifil alafi allew †
 yekıflu alafi sıra mindin new.
 yekıflu řum lemán tazzář new.
 yemesriyabetun TeKlalla yesıra affeSaSem yemmiKKoTaTTer mán new.
 anesteñña daññoccin yemmiřomew mán new.
 keffiteñña daññoccin lemేశomınna lemేశellem yemmicil mán new.
 yedaññoc ammerareT indét new.
 yedaññinnet sıra asceggari new †
 bamerika wıst keffiteñña daññoc indét indemimmerreTu asredda.

Unit 58

Basic Sentences

yohannis

What kind of courts are there
in Ethiopia?

beityoPiya wist min aynet firdbet
alle.

kebbede

The highest court [of the land]
is called the Imperial Supreme
Court of Ethiopia.

kəhullum keffiteñña yəhənew
firdbet yeityoPiya niguse
negest mengist TeKlay firdbet
yibbalal.

[and] there are many High Courts
under it.

kəbetaccu bizu keffiteñña
fird betocc allu.

Next to these there are courts
called 'Provincial Courts'.

kənezzihim KeTTilo yeTeKlay
gizat fird betoc yəmmibbalu
allu.

In every county, district and
borough there are courts
called county, district and
borough courts.

beyyawrajjaw, beyyewerədawinna
beyyeKəbelew, yawrajja firdbetoc,
yewerəda firdbetocinna yeKəbele
firdbetoc yəmmibbalu yiggeññallu.

The High Court can reverse the
decisions of the lower courts
or declare them void.

keffiteññaw firdbet kəbetaccu
yallutin yefird betoc fird
liširinna lideməssis yicilal.

yohannis

What is the basis of the
Ethiopian laws?

yeityoPiya higg yetemeserretew
bəmin lay new.

kebbede

line

The new Ethiopian code is based
on the French and German legal
system ('line').

mesmer

addisu yeityoPiya higg
yetemeserretew beferensayinna
bejermen yehigg mesmer lay new.

Useful Words

passport	<u>yeyilef wereKet</u> ageññehu.
prisoner	<u>kesreññaw</u> .gar tenegaggere.
troop, armed force	yeityoPiya <u>serawit</u> beztowal.
police force	<u>yepolis serawit</u>
army	<u>yeTor serawit</u>
prison	<u>bewehñibet</u> wisT isreñña yiggeññal.
just, correct	<u>tíkikkileññaw</u> sirah tawKollihal.
lawyer	baddis abeba wisT bizu <u>TebeKawocc</u> awKallehu.
knowledge	<u>iwKet</u> lager siliTTane yiTeKmal.
experience	<u>belimd yetegeññe iwKet</u> .
prison	ato yohannis <u>isirbet</u> gebtawal.
argument, dispute	ato yohannis <u>kirikkir</u> yawKal.

Questions and Answers

yeyilef wereKetiwon lemagñet tegebiwin neger feSSimewal †	áwo, kand wer befit feSSimme nebber.
yésirawin affeSaSem ayyehew †	bizu sira silenebbereñ, alayyehutim.
beTiniKkaKe indineda neggerhew †	áwo, neggerhut.
isreññoccun yemmiKKoTaTter mán new.	kepolis serawit yemeTTa séw new.
yewehñibetun alafi yemmišomew mán new.	yager gizat ministér new.
yefird minister serrateññoc demoz keleloc serrateññoc anesteñña yimeslihal †	yellem, anesteñña aymesleññim.
yekeffiteññawin firdbet dañña yemmišominna yemmišir mán new.	niguse negestú new.
daññinnetu tíkikkileñña nebber †	áwo, tíkikkileñña daññinnet nebber.
bedaññinnet sira sertehal †	yellem, alserrahum.
and sew ihigg timihirtbet gebto, higg sayimmar TebeKa lemehon yicilal †	áwo, belimd bageññew iwKet TebeKa mehon yicilal.

ityoPiya wıst daññoc hullu behigg tımıhırtbet wıst yetemaru naccew †	yellem, abzaññoccu belımad bıcca yageññut ıwKet new.
addis abeba wıst bızu ısrıbetocc allu †	bewnetu sint ısrıbetocc ındallu alawKim.
wedefırd bet hejje mamelket tegebi yıməslihal †	áwo, beTam tegebi new.
yemesriya betu alafi serrateññoccun bedenb yıKKoTaTTeraccewal †	áwo, yıKKoTaTTeraccewal.
yeseTTeh demoz anesteñña nebber †	áwo, anesteñña nebber.
yedaññınnet sıra beTam yasdessıtıhal †	áwo, yasdessıteññal.
yetedessethew lemındın new.	TebeKawın sılemmawKéw new.
yenıgdun sıra yemmiKKoTaTTerıllıh sew alle †	awon, wendıme yıKKoTaTTerıllıññal.
wedefırdbet hedeh yejanhoyın fırd semteh tawKalleh †	áwo, bızu gize semıccallehu.
yeTebeKoccın kırıkırıssemteh tawKalleh †	áwo, semıccallehu.
bızu yeTor serawıt bagerıh wıst alle †	áwo, bızu yeTor serawıt bagerı wıst yıggeññal.

dirset

to be enforced, to be respected	hıgg <u>ındikkebber</u> yemmiyaderg TeKlay gežiw new. mekkeber
to be in conflict, to be opposed, to be incompatible	essabaccew <u>yıffallesal</u> . meffaless
to reconcile	ato lemna weyzero Tirunəşıninna ato kebbedən <u>asmammaccew</u> . masmamət
to be created	alem <u>tefeTTerec</u> . meffeTer
to judge	daññaw sıletammeme <u>medañet</u> alcalem. daññe-medañet-yıdaññal
to punish	daññaw lebawın <u>KeTTaw</u> . mekTat

minimm inkwan ityoPiya yemmittiggezzaw benigus bihon, mengistwa besost wanna kifloc tekeflowal. iyyandandu kifl yetewessene sira allew. parlamaw higg yaweTal. yastedader kifl yeweTTawin higg indikkēbber yadergal. befird reged yallewin mannaccewinim sira yefird ministerinna firdbetoc yiserallu.

ityoPiya TeKlay ministr allat. darugin yeTeKlay ministru silTan beTam yetewessene new. yeTeKlay ministru wanna sira beyyandandu yemengist mesriyabet wisT meffales indaynorinna yastedaderum sine sirat bedenb indikkiyahed yemiyaderg new. kezzihim belay beparlamawinna beniguse negestu mekakkēl yemmidderregewin giniffunnet yemmiyasmamma TeKlay ministru new. behulett yemengist mesriyabetoc mekakkēl meffales yetefeTTere indehon, hulettun mesriyabetoc yemmidañ, yemmiKeTanna yemmiyasmamma TeKlay ministru new. TeKlay ministru leniguse negestu beKeTTita tazzaž new.

TlyyaKewoc

yeityoPiya mengist sint kifloc allut.
 yeyyandandu sira mindin new.
 parlamaw min aynet sira allew.
 yefird ministr wanna sira mindin new.
 ityoPiya TeKlay minstir allat †
 yeTeKlay minstiru silTan mindin new.
 yastedader denb yemmiyaweta man new.
 TaKlay minstirun yemmisom man new.
 TeKlay ministr bamerika mengist wisT alle †
 keprezidantinna keTeKlay ministr man yibelTal.

Unit 59

Basic Sentences

yohannis

marriage

Does the marriage ceremony performed nowadays in Ethiopia differ from that of the old times?

gabicca

bahunu gize beityoPiya wist
yemmidderregew yegabicca
sinesirat keTintu gar
yimesasselal †

kebbede

It depends on the locality. The marriage ceremonies in big cities are quite different ('far') from the old customs.

indebotaw new. betilillik
ketemawoc wist yemmidderregew
yegabicca sinesirat keTintu
limad raKK yilal.

country, rural area

to be close to

But in the rural areas the performance of marriages does resemble the old customs.

balager

metTegat

bebalager wist gin yemmidderregew
yegabicca affeSaSem wede Tintu
limad yitTeggat.

yohannis

Could you tell me more about marriage?

silegabicca beseffi w liyasredduñ
yicilallu †

kebbede

detailed account

[To describe] a traditional Ethiopian marriage would be a long story.

hateta

yeityoPiya yegabicca limad bizu
hateta allebbet.

But I can describe it to you in a general way

negergin wanna wannawin neger
ligelSilliwot icilallehu.

to be engaged

mettaCet

to become engaged to each other

metteCaCet

wedding

serg

banquet

diggis

First of all after the engaged couple and their parents have agreed upon the date of the marriage they [the parents] prepare the necessary banquet for the wedding.

mejemmeriya yegabiccaw Ken
beteCaCCut lijoccinna
bewelajoccaccaw mekakkal
ketewessene behwala, lesergu
yemmiyasfelligewin diggis
yazzegajjallu.

yohannis

Does a wedding banquet in Ethiopia require a lot of work?

beityoPiya wist yeserg diggis
bizu sira yiTeyyiKal †

kebbede

tiresome, exhausting

adkami

Indeed, a wedding in Ethiopia requires a lot of work ('very exhausting work').

beTam inji, serg beityoPiya wist
beTam adkami sira new.

to organize a banquet

medeggas

to be organized (banquet)

meddegas

Three or four months ahead of time the parents of the couple to be married begin to make preparations for the wedding party.

sost weyim aratt wer Kedem bilo
yelijoccu welajoc diggis
medeggas yijemmirallu.

a relative

zemed

In most instances, since the wedding celebration is an important event, it requires the assistance of both relatives and friends.

abzaññawin gize yeserg diggis
keff yale silahone,
yezemedininna yewedajin
irdata yiTeyyiKal.

yohannis

Do many people come on the wedding day?

besergu Ken bizu sew yimeTal †

kebbede

honor

kibr

elderly woman

arogit

According to the Ethiopian tradition, because of the importance attached to weddings, close and distant relatives, senior members of the community and some local citizens are invited to the celebration.

beityoPiya limad serg keff yale
kibr silallew, yeruKinna
yeKirb zemedoc, yager
šimagillewoccinna arogitoc,
indihum andand yeketema
newariwoc yiTTerrallu.

As a matter of fact very often relatives who have never seen each other before, meet at the wedding.

indiyawim bizu gize yalteyayyu zemedoc yemmiggenaffiut beserg Kén new.

yohannis

Where are the guests (who came to the party) entertained?

lesergu yemeTTut ingidoc yét yiggabbezallu.

kebbede

hall

addaraš

They are entertained in a big hall.

betillik addaraš wisT honew yiggabbezallu.

yohannis

singing

zefen

Is there a lot of singing and dancing on such a day?

bezziya Ken bizu zefeninna Ciffera alle †

kebbede

drum

kebero

to beat, to hit

mentat

to sing

mezfen

to dance (national or popular dances)

meCeffer

Men and women in their best dresses spend the day in dancing and singing and beating their drums.

setocinna wendoc Tiru Tiru libsaccawin lebsew, keberowaccawin iyyemettu sizefnunna siCeffiru yiwilallu.

yohannis

bride or groom

muširra

gift, present

siTota

Is it customary to give presents to the bride and groom?

lemuširrawoccu siTota mešTet yetelemmedé new †

kebbede

Yes, it is.

áwon, beTam yetelemmedé new.

Questions and Answers

mist magbat yemmitfellig kəkətəmə nəw, weyiss kəbalager.	kəbalager magbat ifelligallehu.
gabicca Tīru nəger ayməslihim †	áwon, gabicca beTam Tīru nəgér nəw.
yewendimmih sèrg mecé nəw.	ahun beKīrb gize wist yihonal.
diggisun yemmidəggis mán nəw.	abbatınna innaté naccəw.
yageraccihun kibr keff ləmadrəg mín serraccihu.	yətəcalənın hullú mōkkern.
yəKīrb zəməd alləh †	áwo, yəKīrb zəmədōcc alluñ.
yəgabiccaw hunatə indét nəbber.	beTam asdessac nəbber.
ləmmanna Tīrunəš bətəCaCCu bəsinətəññaw wér tēgabbu.	bamətaccəw tēgabbu.
sərgun ləmayət tihedalləh †	áwo, gize bəgəññ, ihedalləhu.
ibalager wist sint amet norehal	sost amet biccá nəw.
sint yemmihonu zəmədōcc alluh.	hulətt biccá naccəw.
addarəšu wist yallut səwoc innəmán naccəw.	innato yohannis naccəw.
yamarifñña zəfən mezfən tıcilalləh †	áwo, icilalləhu.
kəberowın yemmimetaw mán nəw.	yəne baləbet nat.
kəbero məmtat tawKalləh †	yelləm, alawKım.
kənnante məkakkəl mezfən yemmifellig mán nəw.	ləmmá nəw.
ləmuširrawınna ləmuširrawa mín sətTəhaccəw.	gəna mínım əlsətTəhuwaccəwım.
amarifñña məmmar adkamí nəw.	áwo, beTam adkamí nəw.
yewendimmih gabicca indét nəbber.	beTam Tīrú nəbber.
nəgeru yətəfallese yimeslihal †	áwo, beTam yətəfallese yimesləññal.
yemmithedibbet əger bismammah məKoyyət tifelligalləh †	áwo, iKoyalləhu.
diggis mədəggəs adkamí nəw †	áwo, beTam adkamí nəw.
məffətərkin tıwəddewalləh †	áwo, iwəddewalləhu.
nəge wədəbalager məhəd tifelligalləh †	áwo, ifelligalləhu.

ato yohannisín sánt bírr məkTat yasfelligal.	hamsa bírr məkTat yasfelligal.
yeyiləf wərəKethín lemán seTTəhew. isreññoccun ayyehaccew †	lepolisu seTTəhut. áwo, ayyehuwaccew.
bízu sewocc isírbet gebbu † addis wehñibet təserra †	yelləm, aḷgebbum. áwo, təserra.
ato kəbbedenínna ato lemman asmammahaccew †	áwo, asmammahuwaccew.
innato lemman mán daññaccew. kehulettaccihu mán təkəTTa.	polisu daññaccew. ato təsemma təkəTTa.
yeTeyyeKaccihutín yeyiləf wərəKet ageññaccihu †	áwo, ageññən.
isreññoccu tələKKəKu † sánt Təbəkawoc gezzah.	áwo, tələKKəKu. hulett Təbəkawoc gezzahu.
yeTiyyaKewín mels tawKewalləh † Təbəkaw sílə negeru beTam yawKal †	yelləm, alawKəwím. áwo, yawKal.
and sew belímd bageññew iwKetú Təbəkə lemehon yícilal †	áwo, yícilal.
addisu isírbet yeteserra yét new. isreññoccun leməTeyyeK wedəsírbet annihedím †	kekətemaw beTam raKK bíló new. isšši, innihid.
ifírbet wísT yenəbberew kırıkır mín nəbber.	mín índənəbber alawKím.
kefírbetu yetegeññew mels tíkíkkiləñña new †	áwo, tíkíkkiləñña new.

dirset

organization	yamerikan mengíst <u>diríjjet</u> beTam tillík new.
U. N. O.	yetebabberut mengístat diríjjet.
spectator, on looker, observer	leCəwataw <u>temelkac</u> indihonu gabbeznaccew.

serg beityoPiya wísT beTam keff yalə beal bəməhonu, tillík diríjjet
yíTeyyíKal. yesergu diggís keməjjemeru befit yesergu Ken yíwwessenal. sergu
yemmiddeggesew abzaññawín gize belíjítwanna belíju wəlaǰoc bet new. behotel
wísT serg medegges beityoPiya yeteləmmədə neger aydelləm.

kesergu Ken hulett weyim sost wer Kedem bilo yeKirbinna yeruK zemedoc hullu sile gabiccawinna sile sergu silemmineggeraccew, yemmicilutin irdata lemadreg yimokkirallu. serg hulgize adkaminna bizu zigijjitin yemmiTeyyiK bemehonu, yezemed irdata beTam tefellagi new.

beityoPiya wisT yemmiderregew serg kebota bota yilleyayyal. betilillik ketemawoc wisT yemmiderregew serg beTam tillik aydellew. mikniyatun yeketema nuro beTam widd silehonenna bizu weCi silemmiTeeyyiK, tillik diggis lemedegges asceggari new. bebalager wisT yemmiderregew diggis gin abzaññawin gize beTam tillik new. beteleyy habtam yehonu welaJoc lelijocaccew yemmiyadergut diggis keff yale new.

bebalager wisT yemmiffeSSemew gabicca keTintu limad gar yetemesassele silehone yegabiccaw sine siratinna diggis letemelkac beTam asdessac new.

TiyyaKewoc

serg malet min malet new.

serg beityoPiya wisT keff yale diggis new †

serg yemmideggesew yet new.

behotel wisT serg medegges yetelemmede new †

kesergu Ken befit yemmihonewin neger asredda.

serg lemin bizu zigijjit yiTeeyyiKal.

serg lemedegges yezemed irdata yafelligal †

bebalager sergina beketema serg mekakkal yallewin liyyunnet asredda.

habtam welaJoc lelijocaccew yemmiyadergut yeserg diggis min aynet new.

beityoPiyanna bamerika wisT yemmiderregewin yegabicca liyyunnet gileS.

Unit 60

Basic Sentences

Part I

consul

Konsil

asmara

asmara

When Mr. Jones, the American Consul, arrived in Asmara he went to see the governor at his office ('to the provincial government's office').

ato yohannis yamerikan Konsil hono asmara wist indederrese, agere gežiwin ləmeggənañnet wəde ager gizat məsriyabet hede.

yohannis

Is this the office of the Provincial government?

yih yager gizat məsriya bet new †

person responsible for carrying out certain functions

asfəSSami

gudday asfəSSami

Yes, this is the office of the Provincial government.

áwo, yih yager gizat məsriyabet new.

What can I do for you, sir?

mín ladirgilliwə getaye †

yohannis

Consulate

Konsilinet

My name is Jones. I'm the representative ('I am sent') of the U.S. Government to serve as consul in Asmara.

sime yohannis yibbalal. basmara wist beKonsilinet sira indagələggil kamerikan mēngist yetelakihu nəñ.

(As) I'd like to pay my respects to the governor, would you tell me how this could be arranged?

kagere gežiw gar ləmeggənañnet silemmifellig, mín madrəg indemmiggebbañ linegruñ yicilallu †

gudday asfəSSami

Would you like to wait ('stay') here for a moment until I ask His Excellency (and let you know)?

kiburinetaccəwın TeyyikKe iskastawwıkiwo dirəs fəKadiwo bihon izzih gebtew liKoyyu yiwəddallu †

yohannis

Thank you.

aməsegginallehu.

gudday asfeSSami

The governor is very pleased
to hear that you have arrived.

agere gežiw memTatiwon bemesmat
beTam tedessitewal.

He has set the time for seeing you
at ten o'clock tomorrow.

nege baratt seat meTtew,
indiyanneaggiruwaccew
KeTero seTtewotal.

Part II

Next Day - bemagistu

agere geži

How do you do, Mr. Jones. I was
so pleased to hear ('when I
heard') that you arrived
yesterday. How do you like
the country?

indemin allu ato yohannis †
tinant memTatiwon sisema
beTam tedessethu. ageru
tesmammawot †

yohannis

How do you do. I am happy to
meet your Excellency.

indemin allu. kiburinetiwon
bemeggenafete beTam dess
yileffal.

agere geži

Please be seated. How long has
it been since you arrived in
Ethiopia?

ibakkiwo yiKKemeTu, ityoPiya
kederresu sint Ken honewo.

yohannis

It's been two weeks since I
arrived in Ethiopia.

ityoPiya kederreshu hulett
sammint yahil honoffal.

to spend several days,
to spend the rainy season

mekrem

However, since I had certain
business to be taken care of
at the American Embassy I
stayed several days in Addis
Ababa.

darugin bamerikan embasi wisT
TiKit yemmakkenawwinaccew
guddayoc silenebberufi addis
abeba kerremhu.

agere geži

When did you arrive in Asmara?

asmara ketema mec derresu.

yohannis

I came to Asmara by car yesterday. asmera tinant bemekina derreshu.

agere gəži

Did you have time to visit some cities on your way here? bemengediwo lay yemmiggeññutin ketemawoc lemegobñet gize ageññu †

yohannis

Since my coming here was urgent, I didn't have time to see the cities I'd like to visit. ammeTate becikkola silenebber, lemegobñet yefelleghuwaccəwin ketemawoc lemayet gize alageññehum.

agere gəži

If you stay in Ethiopia for some time you may have a chance to see them. minalbat bizu gize beityoPiya wıst yıKoyyu indehon, wedefit gize siyageññu lemegobñet yıcılallu.

yohannis

historical

tarikawi

several

ayyale

I have read in books that there are several historical cities in Ethiopia. tarikawi yehonu ayyale ketemawoc beityoPiya wıst meggeññetaccəwin bemeSihaf wıst anbıbbeyallehu.

chance, opportunity

ıddıl

Now that I've had the chance to come to Ethiopia I hope to see some of those cities. ahun wede ityoPiya leməmTat ıddıl bemagñete andandoccun ketemawoc lemegobñet tesfa adergallehu.

agere gəži

Now, were you able to find a suitable house and furniture? legizew yemmiyasfelliguwotın betınna yebet ıKawoc lemagnñet calu †

yohannis

Thank you very much for your consideration. I got every thing I wanted. sılassebullıñ beTam amesegginallehu. yemmiyasfelliguññın negeroc hullu lemagnñet ciyyallehu.

agere geži

If by any chance there is something that we can do for you in the future, we'd like you to let us know.	minalbat wedefit linredawo yemmincilew neger indalle, indiyastawwıKun inweddallen.
--	--

yohannis

to encounter, to come across, to fit to fight	megTəm Torinnet megTəm
Thank you very much for your kindness. I'll let you know about any problem that I may come across.	siledegginnetiwo beTam amesəgginiwotallehu. yemmigeTmeññin ciggir hullu astawwıKiwotallehu.

Useful Words

clearly	werewın <u>begıS</u> neggerhut.
clear open	gıS
convertible	gıS mekina
to strengthen	weda jinnetaccewın <u>aTenekkerut</u> . maTenker
enthusiasm	kebbede <u>yegale menfes</u> allow.
spirit	menfes
diplomatic, diplomate	bediplomatik sira yetawweKé new. beten <u>asserrallehu</u> .
to have (it) built, to cause to build, to have repaired	masserrat

Grammatical Notes

Note 60.1 The affix /b(e)-/ prefixed to the verb in the Perfective form and to the time counters: week, month, year.

ləmmanna Tirunəš betəCaCCu besintefñaw wer tegabbu.	How many months after their engagement did Lemma and Trunesh marry?
bametaccəw tegabbu.	They married a year later.

When the affix /b(e)-/ is prefixed both to the Perfective form of the verb and to the time counter (week, month, year), and a noun suffix pronoun is affixed to the counter, the resulting construction corresponds in meaning to English subordinate clauses of time in sentences such as: 'so many weeks (months or years) after I (he, she, you, etc.) did so-and-so, I (he, she, you, etc.) did (or: will do) so-and-so.

This construction is illustrated by the following examples:

- | | |
|---|---|
| 1. izzih bemeTTahu bewere tammemhu. | I became ill a month after I came here. |
| 2. izzih bemeTTahu besost were tammemhu. | I became ill three months after I came here. |
| 3. izzih bemeTTah beweru tammemhu. | I became ill a month after <u>you</u> came here. |
| 4. Izzih bemeTTah besosteffaw wer tammemhu. | I became ill three months after <u>you</u> came here. |

These examples show that when the actor of the main and subordinate clauses is the same (sentences 1 and 2), the corresponding noun suffix pronoun is affixed to the time counter. When the subjects of the two clauses are different (sentences 3 and 4) only the definite suffix is affixed to the time counter or its modifier (ordinal number or the question word /sinteffa/ 'how manyleth'). It should be noted, however, that whenever the emphasis is on the time element, the definite suffix is affixed to the time counters, not the noun suffix pronoun. Thus the sentences 1 and 2 can be said:

- | | |
|--|--|
| 1. izzih bemeTTahu beweru tammemhu. | A month after I came here I became ill. |
| 2. izzih bemeTTahu besosteffaw wer tammemhu. | Three months after I came here I became ill. |

Other time counters such as /seat/ 'hour', /Ken/ 'day', /magist/ 'next day', etc. are used in these constructions, but only with the definite suffix, never with the noun suffix pronouns.

Examples:

- | | |
|---|---|
| bemeTTa bmagistu tammeme. | 'He became ill the next day after he had arrived'. |
| bemeTTan behuleteffaw seat misaccinin bellan. | 'We had our dinner two hours after we had arrived'. |
| bemeTTa behuleteffaw Ken ayyehut. | 'I saw him the (next) day after he arrived.' |

Note 60.2 Verb. Classification.

A complete classification of Amharic verbs is beyond the scope of this course. The following charts illustrate the types of verbs that have occurred in units 1-60. Two additional verb forms have been added:

Frequentative Causative in /a-/ and Frequentative Causative in /as-/
e.g. /aləbabbese/ 'to dress someone' and /asləbabbese/ 'to cause to dress'.

The verbs are given in their three basic forms only, i.e. Infinitive, Perfective and Imperfective.

Without being complete, however, these charts take care of the majority of the most frequently used types of Amharic verbs.

The charts include the following types of verbs:

Group I - Three-Radical Verbs.

- | | | |
|----------------------------------|--|---------------------|
| 1) Regular Three-Radical Verbs - | <u>l</u> e <u>22</u> e <u>3</u> e | /fellege/ |
| | Type 'A' m <u>e</u> l <u>2</u> e <u>3</u> | /menger/ |
| | Type 'B' m <u>e</u> l <u>e22</u> e <u>3</u> | /mefelleg/ |
| 2) Three-Radical Verbs in /-o-/ | <u>l</u> o <u>22</u> e <u>3</u> e | /KotTere/ |
| | Type 'A' m <u>e</u> l <u>u</u> 2 <u>e3</u> | /meKuTer/ |
| | Type 'B' m <u>e</u> l <u>o22</u> e <u>3</u> | /meKoššes/ |
| 3) Three-Radical Verbs in /-o-/ | <u>l</u> e <u>22</u> o <u>3</u> e | /cakkole/ |
| | One Type m <u>e</u> l <u>e22</u> o <u>3</u> | /mecakkol/ |
| 4) Three-Radical Verbs in /-a-/ | <u>l</u> a <u>22</u> e <u>3</u> e | /gabbeze/ |
| | One Type m <u>e</u> l <u>a</u> 2 <u>e3</u> | /megabez/ |
| 5) Three-Radical Verbs in /-a-/ | <u>l</u> e <u>2</u> e <u>33</u> a | /zenegga/ |
| | One Type m <u>e</u> l <u>e23</u> at | /mezengat/ |
| 6) Three-Radical Verbs in /-e-/ | <u>l</u> e <u>2</u> e <u>33</u> e/ <u>l</u> o <u>2</u> e <u>33</u> e | /gebeyye-gobefine/ |
| | One Type m <u>e</u> l <u>e23</u> et/m <u>e</u> l <u>o23</u> et | /megabyet-megobnet/ |
| 7) Three-Radical /a-/ Verbs | a <u>22</u> e <u>3</u> e | /awweke/ |
| | Type 'A' m <u>a</u> 2 <u>e3</u> | /mawek/ |
| | Type 'B' m <u>a</u> 2 <u>2</u> e <u>3</u> | /maddes/ |

Group II - Two-Radical Verbs

- 1) Two-Radical Verbs in /-a/ - le22a /gəbba/
 Type 'A' mel2at /məgbat/
 Type 'B' mele22at /məTəTTat/
- 2) Two-Radical /-o-/ Verbs in /-a/ lo22a /molla/
 One Type melu2at /məmulat/
- 3) Two-Radical /-a-/ Verbs in /-a/ la22a /babba/
 One Type mela2at /məbabat/
- 4) Two-Radical /a-/ Verbs in /-a/ a22a /amma/
 One Type ma2at /mamət/
- 5) Two-Radical Verbs in /-ə/ le22ə /səTTə/
 Type 'A' mel2et /məsTət/
 Type 'B' mele22et /mələyyət/
- 6) Two-Radical /-a-/ Verbs in /-ə/ la22ə /daŋŋə/
 One Type mela2et /mədaŋŋət/
- 7) Two-Radical /a-/ Verbs in /-ə/ a22ə /ayyə/
 One Type ma2et /məyyət/
- 8) Two Radical Verbs, Type la2ə /Safə/
 One Type mela2 /məSaf/
- 9) Two-Radical Verbs, Type lo2ə /nore/
 One Type melo2 /mənor/
- 10) Two-Radical Verbs, type le2ə /hedə/
 One Type mele2 /məhed/
- 11) Two-Radical Verbs, Type le2ə /Cesə/
 One Type mele2 /məCes/

Group III - Four-Radical Verbs

- 1) Regular Four Radical Verbs - le2e33e4e /menezzer/
 One Type me1e23e4 /memenzer/
 2) Four Radical Verbs in /-o-/
le2e33o4e /tereggome/
 One Type me1e23o4 /metergom/

Group IV - Five Radical Verbs

Underived form - does not usually occur.

Passive te12e3e44e5e /tenTeleTTele/
 One Type me12e34e5 /menTelTel/

Group I

1) Regular Three-Radical Verbs

	<u>Infinitive</u>	<u>Perfective</u>	<u>Imperfective</u>
<u>Underived</u>			
'A'	melbes	lebbese	yilebsal
'B'	mKeTTel	KeTTele	yıKeTTilal
<u>Passive</u>	mellebes	telebbese	yillebbesal
<u>Causative</u> in /a-/ 'A'	malbes	alebese	yalebsal
in /a-/ 'B'	maKeTTel	aKeTTele	yaKeTTilal
in /as-/	maslebbes	aslebbese	yaslebbisal
<u>Frequentative</u> Simple	melebabes	lebabbese	yilebabbisal
Causative in /a-/	malebabes	alebabbese	yalebabbisal
in /as-/	maslebabes	aslebabbese	yaslebabbisal
<u>Reciprocal</u> Simple	mellabes	telabbesu	yillabbesallu
Reduplicated	mellebabes	telebabbesu	yillebabbesallu
<u>Benefactive</u> Simple	mallabes	allabbese	yallabbisal
Reduplicated	mallebabes	allebabbese	yallebabbisal

Group I2) Three-Radical Verbs in /-o-/ (First Vowel)

		<u>Infinitive</u>	<u>Perfective</u>	<u>Imperfective</u>
<u>Underived</u>	'A'	məKuTər	KoTTere	yıKoTral
	'B'	məKoššəš	Koššəše	yıKoššišal
<u>Passive</u>		məKKoTər	təKoTTere	yıKKoTTeral
<u>Causative</u>	in /a-/ 'A'	mabunen	abonnene	yabonnal
	in /a-/ 'B'	maKoššəš	aKoššəše	yaKoššišal
	in /as-/	masKoTTər	asKoTTere	yasKoTTiral
<u>Frequentative</u> - Simple		məKoTaTər	KoTaTTere	yıKoTaTTiral
	Causative in /a-/	maKošašəš	aKošaššəše	yaKošaššišal
	in /as-/	masKoTaTər	asKoTaTTere	yasKoTaTTiral
<u>Reciprocal</u> - Simple		məKKwaTər	təKwaTTeru	yıKKwaTTerallu
	Reduplicated	məKKoTaTər	təKoTaTTeru	yıKKoTaTTerallu
<u>Benefactive</u> - Simple		maKKwaTər	aKKwaTTere	yaKKwaTTiral
	Reduplicated	maKKoTaTər	aKKoTaTTere	yaKKoTaTTiral

Group I3) Three Radical Verbs in /-o-/ (Second Vowel)

		<u>Infinitive</u>	<u>Perfective</u>	<u>Imperfective</u>
<u>Underived</u>		mecəkkol	cekkole	yıcekkulal
<u>Passive</u>		meccekol	təcekkole	yıccekkolal
<u>Causative</u>	in /a-/	matekkos	atekkose	yatekkusal
	in /as-/	mascekkol	ascekkole	yascekkulal
<u>Frequentative</u> - Simple		mecəkwakol	cekwakkole	yıcekwakkulal
	Causative in /a-/	matekwakos	atekwakkose	yatekwakkusal
	in /as-/	mastekwakos	astekwakkose	yastekwakkusal
<u>Reciprocal</u> Simple		mettakos	tətakkosu	yıttakkosallu
	Reduplicated	mettekwakos	tətekwakkosu	yıttekwakkosallu
<u>Benefactive</u> Simple		mattakos	attakkose	yattakkusal
	Reduplicated	mattekwakos	attewakkose	yattekwakkusal

Group I

4) Three-Radical Verbs in /-a-/ (First Vowel)

		<u>Infinitive</u>	<u>Perfective</u>	<u>Imperfective</u>
<u>Underived</u>		məgəbez	gabbəzə	yīgabbızal
<u>Passive</u>		məggəbez	təgabbəzə	yīgəgabbəzal
<u>Causative</u>	in /a-/ in /as-/	mamasən masgəbez	amassənə asgabbəzə	yamassınal yasgabbızal
<u>Frequentative</u>	Simple Causative in /a-/ in /as-/	məgəbəbez mamesasən masməsasən	gəbabbəzə amesassənə asməsassənə	yīgəbabbızal yamesassınal yasməsassınal
<u>Reciprocal-</u>				
Reduplicated		məgəbəbəbez	təgəbabbəzə	yīgəgəbabbəzal
<u>Benefactive</u>	Simple Reduplicated	məggəbez məgəbəbəbez	əgəgabbəzə əgəbabbəzə	yəgəgabbızal yəgəbabbızal

Group I

5) Three-Radical Verbs in /-a-/

		<u>Infinitive</u>	<u>Perfective</u>	<u>Imperfective</u>
<u>Underived</u>		məzəngət	zənəgga	yizənəgğal
<u>Passive</u>		məzzəngət	təzənəgga	yizzənəgğal
<u>Causative</u>	in /a-/ in /as-/	mazəngət masfəndət	azənəgga asfənədda	yazənəgğal yasfənəddal
<u>Frequentative</u>	Simple Causative in /a-/ in /as-/	məzənəgəgət məzənəgəgət masbərətətət	zənəgəgga azənəgəgga asbərətətətə	yizənəgəgğal yazənəgəgğal yasbərətətətəl
<u>Reciprocal</u>	Simple Reduplicated	məzzənəgət məzzənəgəgət	təzənəggu təzənəgəggu	yizzənəgğallu yizzənəgəgğallu
<u>Benefactive</u>	Simple Reduplicated	mabbərətət mabbərətətət	əbbərətətə əbbərətətətə	yabbərətətəl yabbərətətətəl

Group I6) Three-Radical Verbs in /-ə/

	<u>Infinitive</u>	<u>Perfective</u>	<u>Imperfective</u>
<u>Underived</u>	məgebyet	gebeyye	yigebeyyal
<u>Passive</u>	məggebyet	tegebeyye	yiggebeyyal
<u>Causative</u> in /a-/ in /as-/	mazəgyet masgebyet	azəgeyye asgebeyye	yazəgeyyal yasgebeyyal
<u>Frequentative</u> Simple Causative in /a-/ in /as-/	məgebəyayət mazəgeyayət masgebəyayət	gebəyayye azəgeyayye asgebəyayye	yigebəyayyal yazəgeyayyal yasgebəyayyal
<u>Reciprocal</u> Simple Reduplicated	məggebayət məggebəyayət	tegebayyu tegebəyayyu	yiggebayyalu yiggebəyayyalu
<u>Benefactive</u> Simple Reduplicated	maggebayət maggebəyayət	aggebayye aggebəyayye	yaggebayyal yaggebəyayyal

Group I7) Three-Radical /a-/ Verbs

	<u>Infinitive</u>	<u>Perfective</u>	<u>Imperfective</u>
<u>Underived</u> 'A' 'B'	mawək maddəs	awwəkə addəsə	yawkal yaddisal
<u>Passive</u>	mettadəs	taddəsə	yittaddəsəl
<u>Causative</u>	masaddəs	asaddəsə	yasaddisal
<u>Frequentative</u> Simple Causative	madadəs masədadəs	adaddəsə asədaddəsə	yadaddisal yasədaddisal
<u>Reciprocal</u>	mettəwawək	təwawəkū tətəwawəkū	yittəwawəkallu
<u>Benefactive</u> Simple Reduplicated	mastawək mastəwawək	astawəkə astəwawəkə	yastawwīkal yastəwawwīkal

Group II1) Two-Radical Verbs in /-a/

		<u>Infinitive</u>	<u>Perfective</u>	<u>Imperfective</u>
<u>Underived</u>	'A'	megbat	gebba	yigebal
	'B'	meTeTTat	TeTTa	yTeTTal
<u>Passive</u>		meggebat	tegebba	yiggebbal
<u>Causative</u>	in /a-/ 'A'	magbat	agebba	yagebal
	in /a-/ 'B'	maTeTTat	aTeTTa	yaTeTTal
	in /as-/	masgebbat	asgebba	yasgebbal
<u>Frequentative</u> Simple		megebabat	gebabba	yigebabbal
	Causative in /a-/	magebabat	agebabba	yagebabbal
	in /as-/	masgebabat	asgebabba	yasgebabbal
<u>Reciprocal</u> Simple		meggabat	tegabbu	yiggabballu
	Reduplicated	meggebabat	tegebabbu	yiggebabballu
<u>Benefactive</u> Simple		maggabat	aggabba	yaggabbal
	Reduplicated	magebabat	aggebabba	yagebabbal

Group II2) Two-Radical /-o-/ Verbs in /-a/

		<u>Infinitive</u>	<u>Perfective</u>	<u>Imperfective</u>
<u>Underived</u>		memulat	molla	yimolal
<u>Passive</u>		memmolat	temolla	yimmollal
<u>Causative</u>	in /as-/	masmollat	asmolla	yasmollal
<u>Frequentative</u> Simple		memolalat	molalla	yimolallal
	Causative in /as-/	masmolalat	asmolalla	yasmolallal
<u>Reciprocal</u>		memmolalat	temolallu	yimmolallallu
<u>Benefactive</u> Simple		mammwalat	ammwalla	yammwallal
	Reduplicated	mammolalat	ammolalla	yammolallal

Group II3) Two-Radical /-a-/ Verbs in /-a/

	<u>Infinitive</u>	<u>Perfective</u>	<u>Imperfective</u>
<u>Underived</u>	məbabat	babba	yɪbabbal
<u>Passive</u>	məggadat	təgadda	yɪggaddal
<u>Causative</u> in /a-/ in /as-/	mababat masbabat	ababba asbabba	yababbal yasbabbal
<u>Frequentative</u> Simple Causative in /a-/ in /as-/	məgədadat magedadat masgədadat	gədadda agədadda asgədadda	yɪgədadal yagədadal yāsgədadal
<u>Reciprocal</u>	məggədadat	təgədaddu	yɪggədadallu
<u>Benefactive</u> Simple Reduplicated	maggadat maggədadat	aggadda aggədadda	yaggaddal yaggədadal

Group II4) Two-Radical /a-/ Verbs in /-a/

	<u>Infinitive</u>	<u>Perfective</u>	<u>Imperfective</u>
<u>Underived</u>	mamat	amma	yamal
<u>Passive</u>	məttamat	tamma	yittammal
<u>Causative</u>	masammāt	asamma	yasammāl
<u>Frequentative</u> Simple Causative	mamamat masəmmamat	amma asəmma	yammāl yasəmmāl
<u>Reciprocal</u>	məttəmmamat	təmmamu təttəmmamu	yittəmmallu
<u>Benefactive</u> Simple Reduplicated	mastamat mastəmmamat	astamma astəmma	yastammāl yastəmmāl

Group II

5) Two-Radical Verbs in /-e/

		<u>Infinitive</u>	<u>Perfective</u>	<u>Imperfective</u>
<u>Underived</u>	'A'	məstət	sətte	yisətal
	'B'	meleyyet	leyye	yileyyal
<u>Passive</u>		məssetət	tesette	vissettäl
<u>Causative</u>	in /a-/ 'A'	mamšət	aməššə	yaməšäl
	in /a-/ 'B'	mabəjjət	abəjje	yabəjjäl
	in /as-/	masleyyet	asleyye	yasleyyal
<u>Frequentative</u>	Simple	meleyayyet	leyayye	yileyayyal
	Causative in /a-/	maleyayət	aleyayye	yaleyayyal
	in /as-/	masleyayət	asleyayye	yasleyayyal
<u>Reciprocal</u>	Simple	məssaətət	tesättu	yıssaättallu
	Reduplicated	məssetaətət	tesetaättu	yısseetaättallu
<u>Benefactive</u>	Simple	massaətət	assaätte	yassaättäl
	Reduplicated	massetaətət	asseetaätte	yasseetaättäl

Group II

6) Two-Radical /-a-/ Verbs in /-e/

		<u>Infinitive</u>	<u>Perfective</u>	<u>Imperfective</u>
<u>Underived</u>		medañet	daññe	yidaññäl
<u>Passive</u>		meddañet	tedaññe	yıddaññäl
<u>Causative</u>	in /a-/	mawañet	awaññe	yawaññäl
	in /as-/	maswañet	aswaññe	yaswaññäl
<u>Frequentative</u>	Simple	mewəñañet	wəñaññe	yıwəñaññäl
	Causative in /a-/	mawəñañet	awəñaññe	yawəñaññäl
	in /as-/	maswəñañet	aswəñaññe	yaswəñaññäl
<u>Reciprocal</u>		meddeñañet	tedeñaññu	yıddeñaññallu
<u>Benefactive</u>	Simple	maddañet	addaññe	yaddaññäl
	Reduplicated	maddeñañet	addeñaññe	yaddeñaññäl

Group II7) Two-Radical /a-/ Verbs in /-e/

	<u>Infinitive</u>	<u>Perfective</u>	<u>Imperfective</u>
<u>Underived</u>	mayet	ayye	yayal
<u>Passive</u>	mettayet	tayye	yittayyal
<u>Causative</u>	masayyet	asayye	yasayyal
<u>Frequentative</u> Simple	mayayet	ayayye	yayayyal
<u>Causative</u>	maseyayet	aseyayye	yaseyayyal
<u>Reciprocal</u>	metteyayet	teyayyu teteayyu	yitteyayyalu
<u>Benefactive</u> Simple	mastaCet	astaCCe	yastaCCal
Reduplicated	masteyayet	asteyayye	yasteyayyal

Group II8) Two-Radical Verbs - Type /Safe/

	<u>Infinitive</u>	<u>Perfective</u>	<u>Imperfective</u>
<u>Underived</u>	meSaf	Safe	y1S1fal
<u>Passive</u>	meSSaf	teSafe	y1SSafal
<u>Causative</u> in /a-/ in /as-/	mawal masSaf	awale asSafe	yaw1lal yasS1fal
<u>Frequentative</u> Simple	meSaSaf	SaSafe	y1SaS1fal
<u>Causative</u> in /a-/ in /as-/	mawawal masSaSaf	awawale asSaSafe	yawaw1lal yasSaS1fal
<u>Reciprocal</u>	meSSaSaf	teSaSafu	y1SSaSafallu
<u>Benefactive</u>	maSSaSaf	aSSaSafe	yaSSaS1fal

Group II9) Two-Radical Verbs - Type /Kome/

		<u>Infinitive</u>	<u>Perfective</u>	<u>Imperfective</u>
<u>Underived</u>		məKom	Kome	yıKKomal
<u>Passive</u>		məKKom	təKome	yıKKomal
<u>Causative</u>	in /a-/ in /as-/	maKom masKom	aKome asKome	yaKomal yasKomal
<u>Frequentative</u> Simple		məzwazwar	zwazware	yızwazural
<u>Causative</u>	in /a-/ in /as-/	mazwazwar masKwaKwam	azwazware asKwaKwame	yazwazural yasKwaKumal
<u>Reciprocal</u>		məKKwaKwam	təKwaKwamu	yıKKwaKwamallu
<u>Benefactive</u>		maKKwaKwam	aKKwaKwame	yaKKwaKumal

Group II10) Two-Radical Verbs - Type /hede/

		<u>Infinitive</u>	<u>Perfective</u>	<u>Imperfective</u>
<u>Underived</u>		mehed	hede	yıhedal
<u>Passive</u>		məgget	tegeTe	yıggetal
<u>Causative</u>	in /a-/ in /as-/	maget mashed	ageTe ashede	yagetal yashedal
<u>Frequentative</u> Simple		məgaget	gagetTe	yıgagetal
<u>Causative</u>	in /a-/ in /as-/	magaget masgiyaget	agagetTe asgiyagetTe	yagagetal yasgiyagetal
<u>Reciprocal</u>		məkkıyahed	tekiyahede	yıkkıyahedal
<u>Benefactive</u>		makkıyahed	akkiyahede	yakkiyahedal

Group II11) Two-Radical Verbs - Type /Cese/

	<u>Infinitive</u>	<u>Perfective</u>	<u>Imperfective</u>
<u>Underived</u>	məCəs	Cese	yıCəsəl
<u>Passive</u>	məCCəs	təCese	yıCCəsəl
<u>Causative</u> in /a-/ in /as-/	maCəs masCəs	aCese asCese	yaCəsəl yasCəsəl
<u>Frequentative</u> Simple Causative in /a-/ in /as-/	məCaCas maCaCas masCaCas	CaCase aCaCase asCaCase	yıCaCasal yaCaCasal yasCaCasal
<u>Reciprocal</u>	məCCaCas	təCaCese	yıCCaCasal
<u>Benefactive</u>	maCCaCas	aCCaCase	yaCCaCısal

Group III1) Regular Four-Radical Verbs

	<u>Infinitive</u>	<u>Perfective</u>	<u>Imperfective</u>
<u>Underived</u>	memenzer	menezzero	yimenezziräl
<u>Passive</u>	məmmenzer	temenezzero	yimmenezzeräl
<u>Causative</u> in /a-/ in /as-/	mamenzər masmenzer	amenezzero asmenezzero	yamenezziräl yasmenezziräl
<u>Frequentative</u> Simple Causative in /a-/ in /as-/	məmənezazər mamenezazər masmənezazər	menezzazzero amenezzazzero asmenezzazzero	yimenezzaziräl yamenezzaziräl yasmenezzaziräl
<u>Reciprocal</u> Simple Reduplicated	məmmenazər məmmenezazər	temenazzeru temenezazzeru	yimmenazzerallu yimmenezazzerallu
<u>Benefactive</u> Simple Reduplicated	mammenezazər mammenezazər	ammenazzero ammenezazzero	yammenazziräl yammenezazziräl

Group III

2) Four-Radical Verb in /-o-/

		<u>Infinitive</u>	<u>Perfective</u>	<u>Imperfective</u>	
<u>Underived</u>		metergom	tereggoṃe	yitereggoṃal	
<u>Passive</u>		mettergom	teterereggoṃe	yitterereggoṃal	
<u>Causative</u>	in /a-/	mamēṃkos	amēṃkkōse	yamēṃkkusal	
	in /as-/	mastergom	asterereggoṃe	yasterereggoṃal	
<u>Frequentative</u>	Simple	meteregwagom	teregwaggōṃe	yiteregwaggōṃal	
	Causative	in /a-/	mamēṃkwakos	amēṃkwakkōse	yamēṃkwakkusal
		in /as-/	masterewgagom	astereregwaggōṃe	yastereregwaggōṃal
<u>Reciprocal</u>	Simple	metteragom	teteraggōṃu	yitteraggōṃallu	
	Reduplication	metteregwagom	tetereregwaggōṃu	yittereregwaggōṃallu	
<u>Benefactive</u>	Simple	mammenagol	ammenaggōḷe	yammenaggōḷal	
	Reduplicated	mammenegwagol	ammenegwaggōḷe	yammenegwaggōḷal	

Group IV

Five-Radical Verbs

		<u>Infinitive</u>	<u>Perfective</u>	<u>Imperfective</u>
<u>Underived</u>		_____	_____	_____
<u>Passive</u>		mənTəlTəl	tənTələTTələ	yənTələTTələl
<u>Causative</u>		manTəlTəl	anTələTTələ	yanTələTTələl
<u>Frequentative</u> or <u>Reciprocal-Causative</u>		mənTələTəl	tənTələTTəlu	yənTələTTələllu
		manTələTəl	anTələTTələ	yanTələTTələl

Questions and Answers

kamerika wedasmera yetelakewin Konsil sim tawKewalleh †	yellem, alawKim.
Konsilu kemeTTujemmiro iskezare dires wedageraccaw temellisew yawKallu †	yellem, temellisew ayawKum.
ageregežiwin legibža ibetih Tertehaccaw nebber †	yellem, alTerrahuwaccawim.
kiremtun yemmitkermaw yét new †	addis abeba ketema wist sayhon ayKerim.
izzih kememTataccihu befit yét kerremaccihu.	iferensay ager kermen meTTen.
izzih ketema wist ayyale sewoc tawKiyalleš †	TiKit sewoc bicca awKallehu.
janhoy igremengedaccawin timihirtbetaccihun gobēññullaccihu †	áwon, gobñitewillinnal.
zare igremengedaccihun wede Tiruneš bet hedaccihu, litTeyyiKuwat ticilallaccihu †	áwo, incilallen.
yediplomatik sira yemmisera zemed alleh †	áwo, alleñ.
wedamerika lemehed iddil geTmoh yawKal †	áwo, lehulett wer hejje nebber.
yemmimeTut agere geži kezzih befit yetifññawin ager yigezu nebber.	yarusi TeKlay gizat geži nebberu.
yetemariwoccu Tebay astemariwin silalasdessetew higgun yemmiyaTenekkirew yimeslihal †	minalbat yaTenekkirew yihonal.
astemari lemehon yegale menfes allew †	yellewim.
amerika wist tarikawi sira yeserru bizu sewoc yiggeññallu †	áwo, moltewal.
yemeSihafbetu alafi bedegginnetaccaw yetawweKu indenebberu tawKalleh †	áwo, degginnetaccawin awKallehu.
wettadderoccu Torinnet megTemaccawin keyét semmah.	kebalinjeraye debdabbe derreseñ.
guddayun begilS indinninegraccaw tifelligalleh †	áwo, begilS nigeruwaccaw.

wedewiCC ager lémehed iddil bigeTmih,
yét mehed tifelligalleh.

ato lemna lante zemedih new †
yediplomatik sira yasdessitihal †
1janhoy gibbi gudday asfeSSamiwin
tawKewalleh †

yeTeKlay gızatu mesriyabet, gudday
asfeSSami allew †

temariwoc kiremtun yetiffiaw
timihirtbet kerremu.

mezgiyawin yegeTTemew man new.

igremengedhin tiTeyyiKenalleh †

wedebetaccek sihedu igremengedaccekwin
ante zend meTtew nebber †

vizayen kamerikan Konsil ameTTahilliln †
begils mekina hono ketemawin yızor
yenebberew man nebber.

ato tesemma yetenaggerew neger
gils yimeslihal †

yetebabberut mengistat dirijjit
wana mesriyabet yet new.

yesirawin dirijjit beTam weddehewal †
lesiraw temelkac honew nebber †
lezzihi gudday temelkac man new.
yennante dirijjit alamaw mindin
new.

mekinahin asserrah †

janhoy addis betemengist asserru †
timihirtun beCerrese besammintu
sira ageffne †

lemmanna kebbede wasington bemeTTu
besost weraccek temariwoc honu †

yeTirunes l1j bagebbac behulett
ametwa wede ferensay ager hedac †

wedeityoPiya mehed ifelligallehu.

awo, zemedé new.

beTam aydellew.

yellem, alawKewim.

awon, ato lemna gudday asfeSSami
new.

minilik timihirtbet kerremu.

serrateffiw new.

awo, minalbat iTeyyiKaccihu
yihonal.

awo, meTtew TeyyeKufn.

yellem, gena alhedkum.

man indenebber alawKim.

yellem, beTam gils aymesleññim.

niwyork wisT new.

awo, beTam wedijjewallehu.

awo, nebberhu. ahunim neñ.

ato tesemma new.

ledihoc lijoc timihirtbet
mesrat new.

awo, tinant asserrahuwat.

hulett adaddis betemengist asserru.

awon, Tiru sira ageññe.

yellem, alhonum.

awo, letimihirt hedec.

amerika begebbaḥ beweriḥ mīn aderregh.	tillik yetarik meSihaf anebbēbhu.
almazinna kebbēde betēgabbu besamintaccēw yēt hedu.	wedawroPa hedu.
timihirtbet begebbaḥcihu behulett sammintaccihu silē timihirtbetu mawēK ticilallaccihu †	yellēm, ancilim.
genzēbu bemeTTa beweru dēmoz tēsēTTē †	yellēm, altēsēTTēm.
birtukanun betēkkēlh beweriḥ yēt hedeh nebber.	wedeketema hejje nebber.
yewiCC gudday ministr behone besost ametu yet hedo nebber.	wedefereṅsay agēr hedo nebber.
behedaccihu bametaccihu kamerika temellesaccihu †	áwo, bametaccin temellesn.
bemeTTaccihu bēmagistu yēt hedaccihu †	sinimabet hēden nebber.
betēšomu beweraccēw mīn aderregu.	minimm aladerregum.
bayyehew beweru mote †	áwon, bayyehut beweru mote.
Tirunēš betaCCēc bammistēññaw amet bal agebbac †	áwo, agebbac.
abbatiš bemeTTu bametaccēw astemari honu †	áwo, astemari honu.
beteyayyaccihu besostēññaw wer mekina gezzaccihu †	áwo, gezzan.
bagebbah bametiḥ bet serrah †	áwo, serrahu.
silawroPa betenaggerhu bamete wedawroPa hedh †	yellēm, alhedhum.

dirset

bamerikanna beityoPiya mekakkēl yenigdinna yeikonomi ginifññunnet
silalle, yamerikan mengist basmera wist and Konsil aKumowal.

ato yohannis yetebalu amerikawi basmera ketema wist Konsil
honew, indiseru kemengistaccēw telikew, asmera ketema derresu.

asmera kemedresaccēw befit igre mengedaccēwin addis abeba senbitew
silenebber, baddis abeba ayyer hunate 1jjig tedēssetu.

basmeranna baddis abeba yayyer hunate mekakkēl beTam liyyunnet
silēlalle, yasmera yayyer hunate leTenaccēw indemmismamma begiS tereddu.

ato yohannis beityoPiyanna bamerika mekakkel yallewin yenigd giniffunnet
 lemaTenkerinna lemasfapat yegale menfes silenebberaccaw, wediyaw indederresu
 kagere geziw gar lemeggennaññet fellegu.

bemejemberiyaw Ken yager gizat mesriyabetin TeyyiKew, kageññu behwala
 kegudday asfeSSamiw gar tenegagrew, kibur agere geziwin lemeggennaññet indicilu
 KeTero teKebbilew temellesu.

behuleteññaw Ken beKeTerow meseret wedager gizat mesriyabet hedew,
 kagere geziw gar tegenaññu.

kagere geziw gar sileguzowinna silegobefññuwaccaw ketemawoc beseffiw
 teCewawwetu. kezziyam belay minalbat ato yohannis lageru ingida bemehonaccaw
 irdata sayasfelligaccaw ayKerim bemalet, mulu irdata indidderregillaccaw
 TeyyeKuwaccaw. ato yohannisim beKerrebellaccaw irdata beTam siletedessetu,
 agere geziwin amesginew, wede betaccaw temellesu.

TiyyaKewoc

basmera ketema wist min alle.

ato yohannis lemin wedasmera meTtu.

asmera kemegbataccaw befit yet dersew nebber.

yaddis abeba yayyer hunate indet new.

beityoPiyanna bamerika mekakkel min aynet liyyunnet alle.

ato yohannis asmera sigebu min aderregu.

kagere geziw gar kemeggennaññetaccaw befit min aderregu.

kagere geziw gar min teCewawwetu.

agere geziw min aynet irdata aKerrebullaccaw.

behulettu ageroc mekakkel yallewin yediplomatik giniffunnet asredda.

Introduction to the Amharic Writing System

Amharic is written with the Geez syllabary, augmented by a few symbols for syllables which occur in Amharic, but not in Geez (characters for /š/, /c/, /ñ/, /ž/, /v/, etc.)

Two of the characters represent vowel sounds; otherwise all characters represent a syllable--a consonant plus a specific vowel.

The order is left to right.

Each character has seven forms (traditionally called 'orders'), to accord with the number of vowels. The Amharic names of the seven orders are:

I	/gɪ'ɪz/	consonant	+	/e/
II	/ka'ɪb	"	+	/u/
III	/salɪs/	"	+	/i/
IV	/rabɪ/	"	+	/a/
V	/hamɪs/	"	+	/e/
VI	/sadɪs/	"	+	/ɪ/
VII	/sabɪ/	"	+	/o/

In addition, there are a few characters which represent consonant plus /w/ plus vowel: /gwə/, /hwa/, /kwɪ/, etc., and a character for the consonant /v/ plus vowel which may occur in some loanwords.

Amharic Syllabary

	I	II	III	IV	V	VI	VII
	/gɪ'ɪz/	/kə'ɪb/	/salɪs/	/rabɪ/	/hamɪs/	/sadɪs/	/sabɪ/
1.	ሀ ha	ሁ hu	ሂ hi	ሃ ha	ሄ he	ህ hɪ	ሆ ho
2.	ከ le	ኪ lu	ካ li	ኸ la	ከ le	ከ lɪ	ከ lo
3.	ሐ ha	ሑ hu	ሒ hi	ሓ ha	ሔ he	ሕ hɪ	ሐ ho
4.	መ me	ሙ mu	ሚ mi	ማ ma	ሜ me	ሞ mɪ	ሙ mo
5.	ሠ se	ሡ su	ሢ si	ሣ sa	ሤ se	ሥ sɪ	ሡ so
6.	ረ re	ሩ ru	ሪ ri	ራ ra	ራ re	ረ rɪ	ራ ro
7.	ሰ se	ሱ su	ሲ si	ሳ sa	ሴ se	ሶ sɪ	ሰ so
8.	ሸ še	ሹ šu	ሺ šɪ	ሻ ša	ሼ še	ሽ šɪ	ሸ šo
9.	ቀ Ke	ቁ Ku	ቂ Ki	ቃ Ka	ቄ Ke	ቅ Kɪ	ቆ Ko
10.	ቦ be	ቦ bu	ቦ bi	ቦ ba	ቦ be	ቦ bɪ	ቦ bo

11.	ɸ	tə	ɸ	tu	ɸ	ti	ɸ	ta	ɸ	te	ɸ	tɪ	ɸ	to
12.	ɸ	ce	ɸ	cu	ɸ	ci	ɸ	ca	ɸ	ce	ɸ	cɪ	ɸ	co
13.	ɸ	ha	ɸ	hu	ɸ	hi	ɸ	ha	ɸ	he	ɸ	hɪ	ɸ	ho
14.	ɸ	nə	ɸ	nu	ɸ	ni	ɸ	na	ɸ	ne	ɸ	nɪ	ɸ	no
15.	ɸ	ñə	ɸ	ñu	ɸ	ñi	ɸ	ña	ɸ	ñe	ɸ	ñɪ	ɸ	ño
16.	h	a	h	u	h	i	h	a	h	e	h	ɪ	h	o
17.	h	ke	h	ku	h	ki	h	ka	h	ke	h	kɪ	h	ko
18.	h	he	h	hu	h	hi	h	ha	h	he	h	hɪ	h	ho
19.	w	wə	w	wu	w	wi	w	wa	w	we	w	wɪ	w	wo
20.	o	a	o	u	o	i	o	a	o	e	o	ɪ	o	o
21.	H	zə	H	zu	H	zi	H	za	H	ze	H	zɪ	H	zo
22.	H	žə	H	žu	H	žɪ	H	žə	H	že	H	žɪ	H	žo
23.	p	yə	p	yu	p	yɪ	p	ya	p	ye	p	yɪ	p	yo
24.	p	də	p	du	p	dɪ	p	da	p	de	p	dɪ	p	do
25.	p	je	p	ju	p	ji	p	ja	p	je	p	jɪ	p	jo
26.	ɸ	gə	ɸ	gu	ɸ	gi	ɸ	ga	ɸ	ge	ɸ	gɪ	ɸ	go
27.	m	tə	m	Tu	m	Ti	m	Ta	m	Te	m	Tɪ	m	To
28.	m	Cə	m	Cu	m	Ci	m	Ca	m	Ce	m	Cɪ	m	Co
29.	ɸ	pə	ɸ	Pu	ɸ	Pi	ɸ	Pa	ɸ	Pe	ɸ	Pɪ	ɸ	Po
30.	ɸ	Sə	ɸ	Su	ɸ	Si	ɸ	Sa	ɸ	Se	ɸ	Sɪ	ɸ	So
31.	θ	Sə	θ	Su	θ	Si	θ	Sa	θ	Se	θ	Sɪ	θ	Se
32.	f	fə	f	fu	f	fi	f	fa	f	fe	f	fɪ	f	fo
33.	p	pə	p	pu	p	pi	p	pa	p	pe	p	pɪ	p	po

ɸ Kwe ɸ Kwi ɸ Kwa ɸ Kwe ɸ Kwi
 h hwe h hwi h hwa h hwe h hwi

ኸ	kwə	ኸ	kwi	ኸ	kwa	ኸ	kwe	ኸ	kwɪ				
ጸ	gwe	ጸ	gwi	ጸ	gwa	ጸ	gwe	ጸ	gwɪ				
ቨ	ve	ቨ	vu	ቨ	vi	ቨ	va	ቨ	ve	ቨ	vɪ	ቨ	vo

In a few instances, there are two or three characters for the same Amharic syllable. These characters contrasted with each other in Geez, but are more or less interchangeable in Amharic.

To put it another way, there are alternative spellings for certain Amharic words.

- 1) 1, 3 and 13, i.e. ሀ , ሐ and ኃ are /ha/; ሁ , ሑ and ኄ are /hu/; ሂ , ሒ and ኆ are /hi/, etc.
- 2) 5 and 7, i.e. ሠ and ሡ are /se/; ሢ and ሣ are /su/, etc.
- 3) 16 and 20, i.e. ከ and ዐ are /a/; ኩ and ዑ are /u/, etc.
- 4) 30 and 31, i.e. ያ and ቀ are /Se/, ያ and ቀ are /Su/, etc.

Note that the vowel of /gɪ'ɪz/ and that of /rabɪ/ in ሀ , ሐ , ኃ , ከ and ዐ is the same, i.e. ሀ or ሂ = /ha/
 ሐ or ሑ = /ha/
 ኃ or ኄ = /ha/
 ከ or ኩ = /a/
 ዐ or ዑ = /a/

Note also that in modern Amharic character 18 ኸ is written in the first order /gɪ'ɪz/ only. Syllables /hu/, /hi/, /ha/, /he/, /hɪ/ and /ho/ are represented by 1, 3 or 13.

All symbols listed under the sixth order (/sadiɪ/) may represent either a consonant followed by the vowel /ɪ/, or a consonant only, e.g. ሥ may be /hɪ/ or /h/; ሦ may be /bɪ/ or /b/; ሧ may be /nɪ/ or /n/, etc.

The doubling of consonants is not indicated in the writing system. The word ከከ may be read /ale/ 'he said', or /alle/ 'there is'; ከከይ /abay/ 'a liar' or /abbay/ 'Nile'; ከከ /gəna/ 'yet' or /genna/ 'Christmas', etc. The meaning is determined by the context.

A closer examination of the Amharic Syllabary shows that the majority of characters are predictable modifications of their basic form, i.e. from the first order /gɪ'ɪz/. Thus the second order /ka'ɪb/ is characterized by a hooked dash /ʔ/ usually attached to the center of the right side of the character, e.g.

I	II
/gɪ'ɪz/	/ka'ɪb/
ሀ /ha/	ሀ' /hu/
መ /mə/	መ' /mu/
በ /bə/	በ' /bu/
etc.	

In /salɪs/ (order III) a similar dash is attached to the bottom part of the right side of the character or to its extension, e.g.

I	III
/gɪ'ɪz/	/salɪs/
ሀ /ha/	ሀ' /hi/
መ /mə/	መ' /mi/
በ /bə/	በ' /bi/
አ /a/	አ' /i/

Characters of the fourth order /rabɪ/ have three basic patterns:

- a) The ones which are two- or three-legged in the basic form have the right leg extended, e.g.

I	IV
/gɪ'ɪz/	/rabɪ/
ከ /lə/	ከ' /la/
በ /bə/	በ' /ba/

H /zə/

h /ha/

etc.

ሀ /za/

ሁ /ha/

- b) One legged characters in the basic form acquire a kind of hook attached to the leg, e.g.

I

/gɪ'ɪz/

ተ /tə/

ገ /gə/

ፕ /pə/

ነ /nə/

etc.

IV

/rabɪ/

ታ /ta/

ገ /ga/

ፕ /pa/

ና /na/

- c) A leg is attached to originally legless characters, e.g.

I

/gɪ'ɪz/

ሀ /ha/

ሠ /sə/

መ /mə/

ሀ /Sə/

etc.

IV

/rabɪ/

ሀ /ha/

ሠ /sa/

መ /ma/

ሀ /Sa/

The fifth order (/hamɪs/) is characterized by a small semi circle attached to the right leg of the character or to its extension, e.g.

I

/gɪ'ɪz/

በ /bə/

ተ /tə/

ነ /nə/

ፕ /Tə/

መ /me/

etc.

V

/hamɪs/

ቤ /be/

ቲ /te/

ኔ /ne/

ፕ /Te/

ጤ /me/

The characters of the sixth and seventh orders (i.e. /sad1s/ and /sab1/) are less predictable. Thus /sad1s/ may be characterized either by a zigzag, e.g.

I	VI
/g1'1z/	/sad1s/
U /ha/	U /h1/
h /a/	h /1/
h /kə/	h /k1/
M /Tə/	T /T1/
T /pə/	T /p1/

or by a hooked dash at the left side of the character, e.g.

I	VI
/g1'1z/	/sad1s/
n /bə/	n /b1/
h /ha/	h /h1/
H /zə/	H /z1/

some characters of this order have the dash attached to the right side, e.g.

I	VI
/g1'1z/	/sad1s/
h /də/	h /d1/
h /Sə/	h /S1/
W /wə/	W /w1/

Characters 20 and 31 have a vertical line attached to the top:

I	VI
/g1'1z/	/sad1s/
0 /a/	0 /1/
0 /Sə/	0 /S1/

A few characters change their shape in the sixth order in various unpredictable ways, e.g.

I	VI
/gɪ'ɪz/	/sɑdɪs/
h /lɐ/	ḥ /lɪ/
ḥ /mɐ/	ḥ /mɪ/
ω /sɐ/	ω /sɪ/
ʌ /rɐ/	ʌ /rɪ/
ḥ /sɐ/	ḥ /sɪ/
ʀ /yɐ/	ʀ /yɪ/
ʔ /gɐ/	ʔ /gɪ/
ʌ /fɐ/	ʌ /fɪ/

The seventh order /sabɪ/ may have either a longer left leg, e.g.

I	VII
/gɪ'ɪz/	/sabɪ/
ḥ /na/	ḥ /no/
ḥ /sɐ/	ḥ /so/
ḥ /bɐ/	ḥ /bo/
ʀ /dɐ/	ʀ /do/
etc.	

or a small semi circle (or circle) attached to the upper or the middle part of the character, e.g.

I	VII
/gɪ'ɪz/	/sabɪ/
U /na/	U /no/
h /lɐ/	h /lo/
ʌ /rɐ/	ʌ /ro/
ϕ /kɐ/	ϕ /ko/

† /tə/

‡ /nə/

‡ /gə/

etc.

‡ /to/

‡ /no/

‡ /go/

or a leg inclined toward the left, e.g.

I

/gɪ'ɪz/

0 /a/

w /sə/

o /wə/

θ /Se/

VII

/sabi/

9 /o/

y /so/

9 /wo/

9 /So/

Finally, the seventh order of the character *ρ* /yə/ is *ρ* /yo/ and that of the character *oo* /mə/ is *oo* /mo/.

እንደኛ = ትምህርት

ንግግር

ጤና: ይህንኑ ነው።

ጤና: ይህንኑ ነው። እንደምን፣ እድሩ።

ደህና: እግዚአብሔር: ይመሰገን

ገን። እንደምን፣ እድሩ።

ከሚረገፍ: ያውቀኩ?

እዎ: ከውቀኩ።

የከም: ከካውቅም።

ትንሹ: ከውቀኩ።

ምን፣ ከኩ?

ምንም: ከካክሁ።

ቃላት

እንደገና

ክን: ከይደከም

ይደገመት

በጣም: ጥሩ: ነው።

ክን: ነው

እንደገና።

ሁከተኛ፡ ትምህርት

ጓግግር

ክግግዎ፣ ያመራግን፣ ንግግረ፣ ፊት፣ ከፊት፣ ነው።

የት፣ ነው?

ኒቅ፣ ነው።

ያመራግን፣ ንግግረ፣ በሰብቀኛ፣

ነው።

በሰብቀኛ፣ ነው።

ወደፊት፣ ይሂዱና፣ ወደ፣ ግራ፣ ይዙ

ኒ።

ቅርብ፣ ነው።

ገሉር፣ ጣቢያው፣ የት፣ ነው?

ገሉር፣ ጣቢያው፣ ነዚህ፣ ኒቅ፣ ኒቅ፣ ክይዳክም፣ ቅርብ፣ ነው።

ነው?

ደህና፣ ሆተክ፣ የት፣ ክክ?

ክመራግን፣ ንግግረ፣ ፊት፣ ከፊት፣

ደህና፣ ሆተክ፣ ክክ።

ሆተክ፣ ክዚያ፣ ነው።

ቁጥሮች

ክንድ (፩)፣ ሁከት (፪)፣ ሦስት (፫)፣ ክሬት (፬)፣

ክምስት (፭)፣ ሰድስት (፮)፣ ሰገት (፯)፣ ሰምንት (፰)፣

ዘጠኝ (፱)፣ ክሥር (፲)።

ጥያቄና፡ መልስ

ጥያቄ

መልስ

ጤና፡ ያስጥራኝ፡ እንዲሁም፡
እዳኑ?

ዲህና፡ እግዚአብሔር፡ ይመስገን።

እገብዎ፡ እንድ፡ ዲህና፡ ሆኑ፡
የኛ፡ እኮ?

ዲህና፡ ሆኑ፡ እሳግራገን፡ ኬምግ
ሲ፡ ሌኛ፡ ከሌኛ፡ እኮ።

ሆኑ፡ ፋቅ፡ ነው?

የሰዓዊ፡ ፋቅ፡ እዩ ደካም።

እሳግራገኛ፡ ያውቃሉ?

እዎ፡ ፋቅ፡ እውቃሉ።

ምን፡ እኮ?

ምንም፡ እካሉ።

ገብር፡ ግቢያው፡ እዚያ፡ ነው?

የሰዓዊ፡ እዚያ፡ እዩ ደካም።

እሳግራገን፡ ኬምግሲ፡ ነገደህ፡
ፋቅ፡ ነው?

ፋቅ፡ እዩ ደካም፡ ቆርብ፡ ነው።

በጣም፡ ጥሩ፡ እሳግራገኛ፡ ያው
ቃሉ?

የሰዓዊ፡ በጣም፡ ጥሩ፡ እዩ ደካም።

ነገደህ፡ በስተግራ፡ ምን፡ እኮ?

እንድ፡ በጣም፡ ጥሩ፡ ሆኑ፡ እኮ።

ነገደህ፡ በስተቀኝ፡ ምን፡ እኮ?

ነገደህ፡ በስተቀኝ፡ እንድ፡ ኬምግ
ሲ፡ እኮ።

ገብር፡ ግቢያው፡ ፋቅ፡ ነው?

እዎ፡ በጣም፡ ፋቅ፡ ነው።

ሆኑ፡ ፋቅ፡ ነው?

እዎ፡ በጣም፡ ፋቅ፡ ነው።

ገብር፡ ግቢያው፡ የኛ፡ እኮ?

እሳግራገን፡ ኬምግሲ፡ ሌኛ፡ ከሌኛ፡

ንገዢ፡ ፍቅ፡ ነገር? ስንት፡ ገብር፡ ግብያ፡ ክክ።
 የከም፡ ፍቅ፡ ክይዳከም፡ ቆይታ፡
 ነገር።
 ክሚረገ፡ ክምገብ፡ ዋጋ፡ ነገር? ክካው ቆም።

ሦስተኛ፡ ትምህርት ትምህርት

የሕንጻ ስንት፡ ተሰማር፡ ክን፡ ከሰጠ፡ ክን
 ጠና፡ ይሰጥልኝ፡ ሰማ፡ የ የሆኑም፡ ገብር።
 ሕንጻ፡ ነገር። የሕንጻ?
 ክን፡ መቼ፡ መጠ፡?
 ክን፡ ነገር። ክን፡ የሆኑም፡ የሕንጻ
 ነገር? ክን፡ ገብር፡ መጠ፡?
 የሕንጻ ክን፡ ክን፡ ክን፡ ገብር፡ ገብር፡ ነገር?

የሐንታ
 ሦስት፡ ሰዓት፡ ነው።
 ነጠዳ
 ከግዜክብራር፡ ይሰጥልኝ።
 የሐንታ
 ክብር፡ ይሰጠን።

ዐረፍተ፡ ነገሮች፡
 ክፍ፡ ክመገራገዳ፡ ነች።
 ኢትዮጵያዊ፡ ነህ?
 ክንቺ፡ ቆንቆ፡ ነህ።
 ክስተዋዋ፡ ነዎ። ክስተዋይ፡ ነዎት።
 ይህ፡ ሰው፡ ማን፡ ነው?
 ጥሩ፡ ሌት፡ ናት። ጥሩ፡ ስት፡ ነች።
 ቀመገገዎች፡ ነን።

የሰጠሁ፡ ውስጥ፡ ንግግር፡
 መጽሐፍቶቻችሁን፡ ክጠቁ።
 ክብራችሁ፡ ጠቁ።
 ክሁን፡ መጽሐፍቶቻችሁን፡ ዝጉ።

ክስተመገገዎች፡ ናችሁ።
 መጥፎ፡ ናቸው።
 ክርካቸው፡ ትጠቁ፡ ናቸው።

ጥያቄና፡ መልስ፡

ጥያቄ
 ሰጫ፡ ቀሰማ፡ ነው። ያረከዎት?
 ክርስቶስ፡ ክመገራገዳ፡ ነዎ?
 ክዚህ፡ መጽ፡ መጠጡ?
 ክቶ፡ ከመገና፡ ክቶ፡ ክጠቁ፡

መልስ
 ን። ነው።
 ክፍ፡ ኢትዮጵያዊ፡ ነች።
 ትናንት፡ መጣሁ። ትናንትና፡ መጣሁ።
 ክካውቅዎ።

ጥያቄ

መልስ

መኝ: መጠ?

እርሰዎ: ተማሪ: ነዎ?

እማርኛ: ያውቃሉ?

እሰዎ: ቆንጁ: ሴት: ናት?

እቶ: ተሰማ: ምን: ያውቃሉ?

እቶ: ከማ: መጥሮ: ሰው:

ነው?

እሰተዋይ: ነው?

ሁለትና: ሁለት: ሰንት: ነው?

ሦስትና: ክሬት: ሰንት: ነው?

እቶ: ተሰማ: ጤና: ነው?

እነሱ: እዚህ: ናቸው?

እሰተማሪዎች: እዚህ: መቼ

መጠ?

እዚህ: ሰንት: ሰዎች: መጠ?

እቶ: ነጠዳ: መጥሮ: ነው?

እቶ: ነጠዳና: እቶ: ከማ:

ተማሪዎች: ናቸው?

እቶ: ነጠዳ: እዚህ: ነው?

እዎ: ተማሪ: ነኝ::

ትንሽ: እውቃሉ::

እዎ: ጠግሞ: ቆንጁ: ናት::

ጠግሞ: ጥሩ: እማርኛ: ያውቃሉ::

የሰዎ: እሱ: ጠግሞ: ጥሩ:

ሰው: ነው::

እዎ: እሰተዋይ: ነው::

ሁለትና: ሁለት: ክሬት: ነው::

ሰገት: ነው::

እዎ: ጤና: ነው::

እዎ: እዚህ: ናቸው::

እኔ: እኛው ቆሞ::

ሁለት: ሰዎች: መጠ::

የሰዎ: መጥሮ: እይደሉሰዎ::

እዎ: እነሱ: ተማሪዎች: ናቸው::

እዚህ: እይደሉሰዎ::

ጥያቄ

መልስ

እርስዎ፡ ኢንፎርሜሽን፡ ነዎ?

አዎ፡ ኢንፎርሜሽን፡ ነኝ።

እርስዎስ?

አይ፡ አማራጭ፡ ነኝ።

ክስተማሪ፡ ነዎ?

የለም፤ ተማሪ፡ ነኝ።

ከቶ፡ ተሰማ፡ የት፡ ነው?

አዚህ፡ ነው።

መጽሐፍ፡ የት፡ አለ?

አዚህ፡ ነው።

እስከ፡ ክስተማሪ፡ ነኝ?

አዎ፡ ክስተማሪ፡ ነኝ።

አሁ፡ ጉልቅ፡ ነው?

የለም፤ ጉጌ፡ ነው።

ስን፡ ሰዓት፡ ነው?

ክስር፡ ሰዓት፡ ነው።

ከቶ፡ ሰማ፡ ዲህና፡ ነው?

አዎ፡ በግም፡ ዲህና፡ ነው።

አዚህ፡ ዲህና፡ ክስተማሪ፡

አዎ፡ አንድ፡ ዲህና፡ ክስተማ

አለ?

ሬ፡ አለ።

ዲህና፡ አማርኛ፡ ያውቃሉ?

በግም፡ ጥሩ፡ አይደለም።

ከቶ፡ ገበዳና፡ ከቶ፡ ጁን፡ አዚህ፡ ትናንትና፡ መጡ።

መኙ፡ መጡ?

እሌተኛ፡ ፋምህርት፡

ገገግር

የሐንታ

ታክሊ፡ ነጂ

እገክዎ፡ ደህና፡ ሆተ፡

ክሌት፡ ብር።

ኪያገደኛ፡ ይቻላሉ?

ገበዳ

እዎ፡ ጊዮን፡ ሆተ፡ ደህና፡

ይመሰክሩል።

የክፍል፡ ውስጥ፡ ገገግር፡

የሐንታ

ይህ፡ ነገር፡ ገገግር፡ ገገግር፡ ይገኛል?

እድራሻው፡ የት፡ ነው?

ክርህህ፡ እለዎት?

ገበዳ

የለኛም።

በታክሊ፡ መሃድ፡ ይቻላሉ።

ብዙ፡ ክርህህ፡ እለዎት?

የሐንታ

የለም፡ እንድ፡ ብቻ፡ እለኛ።

እሺ፡ ታክሊ፡ እጠራለሁ።

ይደገሙኛ።

ታክሊ፡ ነጂ፡

ይህን፡ ቃሉ፡ ይደገሙት።

ክሊት፡

እገገግር፡ ይቻላሉ?

የሐንታ

እዎ፡ እቻላለሁ።

እገክዎ፡ ጊዮን፡ ሆተ፡ ያድር

ሉኛ። ለንጉስ፡ ልታገዱኛ?

ዐረብኛ፡ ንገሮች፡	መጽሐፍ፡ ቀይ፡ ነው።
አሙራ፡ ነገገዳ፡ ነው።	እናንዳንድ፡ ቆይታ፡ ናች።
እገረህ፡ እሙራገ፡ ነው።	አሙራን፡ ነገገዳ፡ አሙራ፡ ነው።
እገገሽ፡ ሊገደዱ፡ ነው።	እገገሽሁ፡ የች፡ ነው?
አምላክ፡ ማን፡ ነው?	መገናኛው፡ ንገ፡ እይደለም።

ጥያቄና፡ መልስ

ጥያቄ

መልስ

መጽሐፍ፡ እኮዎች?	እዎ፡ እኮች። የለኝም።
ይህ፡ ተማሪ፡ እርሳሽ፡ እኮው?	እዎ፡ እኮው። የኮውም።
ተማሪዎች፡ ጠሉ፡ እርሳሽ፡	እዎ፡ ጠሉ፡ እርሳሽ፡ እኮቸው።
እኮቸው?	ጠሉ፡ እርሳሽ፡ የኮቸውም።
እንተ፡ ጠሉ፡ መጽሐፎች፡	እዎ፡ ጠሉ፡ መጽሐፎች፡ እኮች።
እኮህ?	ጠሉ፡ መጽሐፎች፡ የለኝም።
ቶምህሮች፡ ቤቱን፡ ያውቃሉ?	እዎ፡ እውቃለሁ።
	የለም፡ እኮውቅም።
መገናኛ፡ እኮች?	እዎ፡ እኮች። የኮችም።
ሰዓት፡ እኮዎች?	እዎ፡ እኮች። የለኝም።
ጊዮን፡ ሆቴሉን፡ አያሳዩኝ፡	እዎ፡ እኝካለሁ።

ጥያቄ

መልስ

የችካሉ?

- መገናኛ: ኢያሱይ: የችካሉ? ከዎ: ከችካሉሁ።
- ከቶ: ነጠዳ: መገናኛ: ከለው? ከዎ: ከለው። የለውም።
- ከገገና: ከናጉ: ከሉህ? ከዎ: ከሉኝ። የሉኝም።
- ጊዮን: ሆተሪ: ጠገም: ጥሩ: ነው? ከዎ: ጠገም: ጥሩ: ነው።
ጠገም: ጥሩ: ከይደካም።
- ጊዮን: ሆተሪ: መሃድ: ይችካሉ? ከዎ: ከችካሉሁ።
- ከሰር: ገር: ከከዎት? ከዎ: ከለኝ።
ከሰር: ገር: የለኝም።
- ቀይ: መገናኛ: ከለህ? ከዎ: ከለኝ። መገናኛ: የለኝም።
- መገናኛዎች: ከሉዎችሁ? ከዎ: ከሉን። መገናኛዎች: የለንም።
- ከሰተላይት: መገናኛ: ከለው? ከዎ: ከለው።
ከሰተላይት: መገናኛ: የለውም።
- ገዛ: መገናኛዎች: ከሉት? ከዎ: ገዛ: መገናኛዎች: ከሉት።
ገዛ: መገናኛዎች: የሉትም።
- ከሰዎ: መጽሐፍ: ከላት? ከዎ: ከላት።
መጽሐፍ: የላትም።
- ከሰተላይት: ደህና: ነው? ከዎ: ደህና: ነው።
ደህና: ከይደካም።

ጥያቄ

መልስ

እርስዎ፡ ክመርቲ፡ ይቻላሉ?

አዎ፡ እቻላለሁ።

ሰዓትህ፡ መጥፎ፡ ነው?

አዎ፡ መጥፎ፡ ነው።

መጥፎ፡ ክይደሉም።

ጥሩ፡ እርሳሱ፡ አለዎት?

አዎ፡ አከኝ። ሆኔም።

ጥሩ፡ እርሳሶች፡ አሉዎቻሁ?

አዎ፡ አሉን። ሆኔም።

ክቶ፡ ክበደ፡ ክመሪግ፡ መሃፎ፡

አዎ፡ ይቻላሉ።

ይቻላሉ?

ቀዶ፡ መገና፡ አለህ?

አዎ፡ አለኝ። ሆኔም።

እነሱ፡ መገናዎች፡ አሉዎቻው?

አዎ፡ አሉዎቻው።

ሆኔዎቻውም።

መገናዎች፡ ጥሩ፡ ናቸው?

አዎ፡ ጥሩ፡ ናቸው።

ክገታዎ፡ ጥሩ፡ ሰዓት፡ አካቸው?

አዎ፡ አካቸው። ሆኔዎቻውም።

መገናቸሁ፡ ጠገም፡ ጥሩ፡ ነው?

አዎ፡ ጥሩ፡ ነው።

ጥሩ፡ አይደለም።

ቀመጫዎች፡ ክመርቲ፡ ያውቀሉ?

አዎ፡ ያውቀሉ።

ክገርህ፡ ሩቅ፡ ነው?

አዎ፡ ሩቅ፡ ነው።

ሩቅ፡ አይደለም።

መገናቸው፡ እዚህ፡ ነው?

አዎ፡ እዚህ፡ ነው።

እዚህ፡ አይደለም።

ጥያቄ

መልስ

ከስተማሪው፡ ገዢ፡ ተማሪ

ክዎ፡ እሱን።

ዎኛ፡ እሱን?

የሱንም።

ከገንዘብ፡ ከገብ፡ ያውቀሉ?

ክዎ፡ ያውቀሉ።

ገዢ፡ ገንዘብ፡ ራቅ፡ ነው?

ክዎ፡ ራቅ፡ ነው።

ራቅ፡ እይደለም።

ከንቀ፡ ተማሪ፡ ነህ?

ክዎ፡ ተማሪ፡ ነኝ።

ረጅም፡ እርሳስ፡ እኮህ?

ክዎ፡ እኮኝ።

ከንድ፡ ረጅም፡ ተማሪ፡ ከያሳዩ

ክዎ፡ እኛካኮሁ።

ኛ፡ ይኛካሉ?

እምስተኛ፡ ገምህርት

ገገግር

የሐንሰ

እንግዳ፡ ተቀገይ

ጤና፡ ይሰጥልኝ?

ክዎ፡ እኮኝ።

እንግዳ፡ ተቀገይ

የሐንሰ

ጤና፡ ይሰጥልኝ።

ገረገሮ፡ ሰንጠረዥ፡ ነው?

የሐንሰ

እንግዳ፡ ተቀገይ

ጠደብ፡ ሆቴል፡ ሰንጠረዥ፡ ገዳ፡

ጠላምን፡ ከሁከት፡ እስከገደ፡

ክፍል፡ እኮኛ?

ገር፡ ነው።

የሐንታ

የሐንታ

ክፍለገጽ፡ መጻፍት፡ ከሌላጋለሁ። ከግዜክብረራ፡ ይለገግኛል።

ከንግድ፡ ተቀግሮ

ክሺ፡ ክሳብወታለሁ።

የሐንታ

ክፍለገጽ፡ ከሌላጋለሁ። ከንግድ፡

በረከት፡ ከገራጅ።

የህግ፡ ክፍለገጽ፡ ከሰጠሁ። ወደ፡ ከተማ፡ ሄድሁ።

ከንግድ፡ ተቀግሮ

ቤት፡ ሊከፈል።

በሰጠሁ፡ ሰጠሁ፡ ላለ።

ገንዘብ፡ ሊከፈል።

ከሰጠሁ፡ ገቢ።

ሰጠሁ፡ ክፍለገጽ፡ መገንጠል።

የሐንታ

ሊከፈል።

ሰጠሁ፡ ያለገጠሁ። ሰጠሁ፡ ለገንዘብ፡ ከገንዘብ፡ ክፍለገጽ።

ቤት፡ የት፡ ከሰጠሁ?

ከገንዘብ፡ ከንግድ፡ ለገንዘብ፡ ለገንዘብ።

ከንግድ፡ ተቀግሮ

ከገንዘብ፡ ወደ፡ ገንዘብ፡ ቤት።

ከንግድ፡ ወደ፡ ከሰጠሁ።

ሄድሁ።

ተገንዘብ፡ ሰጠሁ፡ ቤት፡ ክፍለገጽ።

ጥያቄና መልስ።

ጥያቄ

መልስ

ከቶ፡ ከበደ፡ ከገትና፡ ከናቲን፡
ወደ፡ ንምህርት፡ ቤት፡
ጠራቸው?

ከዎ፡ ከሉ፡ ሁከቲን፡ ወደ፡ ንም
ህርት፡ ቤቱ፡ ጠራቸው።

ከቶ፡ ተሰማ፡ ወዳመረገ፡
መኙ፡ ሂደ?

ትናንት፡ ሂደ።

ከቶ፡ ተሰማ፡ የት፡ ሆቴሉ፡ ክዳረ? ክጊዮን፡ ሆቴሉ፡ ውስጥ፡ ክዳረ።
ከቶ፡ ከበደን፡ ወደ፡ ሆቴሉ፡ ማን፡ ከቶ፡ ተሰማ፡ ክዳረሰው።
ክዳረሰው?

ከተሰማሪዎ፡ ምን፡ ክከኙ?

ከተሰማሪዎ፡ ተሰማሪዎቹን፡
ጠራኙ።

ከንተና፡ ከቶ፡ ተሰማ፡ የት፡
ክረፋኙሁ?

ክጊዮን፡ ሆቴሉ፡ ውስጥ፡
ክረፋን።

ከንግዳ፡ ተቀገዩ፡ ክፍሎን፡
ክጎረቤት?

ከዎ፡ ሁከት፡ ጥሩ፡ ክፍሎኙ፡
ክጎረቤት።

ዕቃውን፡ ማን፡ ክከገገው?

ከንግዳ፡ ተቀገዩ፡ ክከገገው።

ክርስቶስ፡ ክሚረገ፡ ውስጥ፡
ከንት፡ ሰዎች፡ ክወቅሁ?

ክክር፡ ሰዎች፡ ክወቅሁ።

ከተሰማሪዎች፡ ክንምህርት፡

ከምንት፡ ተሰማሪዎች፡ ክዩ።

ጥያቄ

መልስ

ቤት፡ ውስጥ፡ ስንት፡ ተማሪዎች፡ ነበሩ?
ግምገማ፡ አለ?

ተማሪዎች፡ ወደ፡ ፊት፡ ተጓዥተዋል?
ቤተሰብ፡ መረጃ፡ ይገኛል?

ቀን፡ ማን፡ ይገመገማ?

አዎ፡ አሁን፡ መረጃ፡ ይገኛል።

ተማሪዎች፡ አስተማሪዎች፡
ይገመገማሉ።

ወደ፡ ምዕራብ፡ ቤት፡ መረጃ፡
ማን፡ ሊሰጥ?

አዎ፡ ከቤት፡ አዎ፡ ሊሰጥ።

አዎ፡ ከቤት፡ መረጃ፡ ከሌላው? አዎ፡ ከሌላው።

ከቤት፡ ገንዘብ፡ ስንት፡ ገቢ፡
ከሌላው?

ከሌላው፡ አዎ፡ ገቢ፡ ከሌላው።

አስተማሪዎች፡ ገቢ፡ አዎ፡
መገንጠያ?

አዎ፡ መገንጠያ።

አዎ፡ ከቤት፡ ምን፡ ነገር?

ወደ፡ መረጃ፡ ነገር።

የሌላው፡ መረጃ፡ ማን፡
ሰጠው?

አስተማሪዎች፡ ሰጠው።

ተማሪዎች፡ ገንዘብ፡ ተመሳሳይ? አዎ፡ ገንዘብ፡ ተመሳሳይ።

አዎ፡ ማን፡ ይገኛል?

አዎ፡ ተመሳሳይ፡ ይገኛል።

መረጃ፡ ወደ፡ ፊት፡ ተጓዥተዋል። አስተማሪዎች፡ መረጃ።

ጥያቄ

መከላከያ

ቤት፡ ማን፡ ወሰዱላ ?

ጉምህርት፡ ቤቱን፡ ማን፡

ዘጋላ ?

ገተማውን፡ ማን፡ ዞረ ?

ሰውቱ ወ፡ ነገረገገ፡ መኙ፡

መጣ ?

ሴትሶዎ፡ መኙ፡ ወዳ፡ ጉምህር

ን፡ ቤት፡ ሂደኙ ?

ክቶ፡ ጁን፡ ክንድ፡ ከጌ፡ ሱሩ፡

ሰጠህ ?

ክቶ፡ ገበዳ፡ ጥሩ፡ ጉምህርት፡

ክከላ ?

ወዳ፡ ጉምህርት፡ ቤት፡ መሂድ፡

ሬከገ ?

ክንግዳ፡ ተቀጣቶ፡ ዱህሩ፡ ክፍፍ፡

ክከላ ?

ጌታህ፡ ወዳሚገገ፡ ሂደ ?

ክዚህ፡ ክንድ፡ ክንግዳ፡ መጣ ?

ተሚገገኙ፡ ገዳ፡ ክፍፍ፡

ክቶ፡ ከሚ፡ ዘጋላ፡፡

ክገፍ፡ ዞረ፡፡

ትናንት፡ መጣ፡፡

ገራት፡ ሰዳት፡ ሂደኙ፡፡

ክዎ፡ ሰጠኝ፡፡

ክዎ፡ በጣም፡ ጥሩ፡ ጉምህርት፡

ክከላ፡፡

ክዎ፡ ሬከገ፡፡

ክዎ፡ ክንድ፡ በጣም፡ ጥሩ፡

ክፍፍ፡ ክከላ፡፡

ክዎ፡ ትናንት፡ ሂደ፡፡

ክዎ፡ ክንድ፡ ክንግዳ፡ መጣ፡፡

ክዎ፡ ሰምንት፡ ገዳ፡ ክፍፍኩኝ፡፡

ጥያቄ

መልስ

ፊት?

ፊት።

አንድ፡ ስንት፡ ገደብ፡ ነው?

አንድ፡ ገደብ፡ ነው።

አንድ፡ ስንት፡ ገደብ፡ ነው?

ሁለት፡ ገደብ፡ ነው።

አንድ፡ ገደብ፡ ስንት፡ ነው?

አንድ፡ ገደብ፡ ነው።

አንድ፡ ገደብ፡ ስንት፡ ነው?

አንድ፡ ገደብ፡ ስንት፡ ነው?

አንድ፡ ገደብ፡ ስንት፡ ነው።

አንድ፡ ገደብ፡ ነው?

አንድ፡ ገደብ፡ ስንት፡ ነው? አንድ፡ ገደብ፡ ስንት፡ ነው?

አንድ፡ ገደብ፡ ስንት፡ ነው?

አንድ፡ ገደብ፡ ስንት፡ ነው?

አንድ፡ ገደብ፡ ስንት፡ ነው።

አንድ፡ ገደብ፡ ስንት፡ ነው?

አንድ፡ ገደብ፡ ስንት፡ ነው።

አንድ፡ ገደብ፡ ስንት፡ ነው?

አንድ፡ ገደብ፡ ስንት፡ ነው።

አንድ፡ ገደብ፡ ስንት፡ ነው?

አንድ፡ ገደብ፡ ስንት፡ ነው።

አንድ፡ ገደብ፡ ስንት፡ ነው?

አንድ፡ ገደብ፡ ስንት፡ ነው።

አንድ፡ ገደብ፡ ስንት፡ ነው?

አንድ፡ ገደብ፡ ስንት፡ ነው።

አንድ፡ ገደብ፡ ስንት፡ ነው?

አንድ፡ ገደብ፡ ስንት፡ ነው።

ድርሰት

ትናንሽ፡ ወዳቶ፡ ቦሐንሰ፡ ቤት፡ ሃድሁና፡ አገቻና፡
 እናቱን፡ እየሁ። እቶ፡ ቦሐንሰ፡ በጣም፡ ጥሩ፡ አገቻና፡
 እናት፡ እሱን። እነሱ፡ አስተማሪዎች፡ ናቸው። እሱ፡
 በጣም፡ ጥሩ፡ መገና፡ አካው። እኛ፡ በመገናው፡ ወዲ፡
 ትምህርት፡ ቤቱ፡ ሃድንና፡ ምግብ፡ ቤቱን፡ እየገኝ። ትምህ
 ርት፡ ቤቱ፡ በጣም፡ ጥሩ፡ ነው። እቶ፡ ነገረና፡ እቶ፡ ቀ
 ለመ፡ እዚህ፡ ትምህርት፡ ቤት፡ ውስጥ፡ እሱ። እነሱ፡
 ኪቶሎ፡ ለገደብ፡ ናቸው። ነገር፡ ግን፡ እቶ፡ ቦሐንሰ፡ አመጪ
 ሌገደ፡ ነው።

ጥያቄዎች

- እቶ፡ ቦሐንሰ፡ ምን፡ አካው?
- እቶ፡ ቦሐንሰ፡ ኪቶሎ፡ ነው?
- ወዳቶ፡ ቦሐንሰ፡ አገቻና፡ እናት፡ ቤት፡ መቼ፡ ሃድሁ?
- እቶ፡ ቦሐንሰ፡ መገና፡ አካው?
- በትምህርት፡ ቤቱ፡ ውስጥ፡ ኪቶሎ፡ ለገደብ፡
 ተማሪዎች፡ እሱ?

ምግብ፡ ቤቱ፡ ሦቶ፡ ናህ?

ከገገና፡ ከናቱ፡ ገሩ፡ ናቸው?

ከቶ፡ ከገገና፡ ከቶ፡ ተሰማ፡ ሦቶ፡ ከኩ?

ከረከዎ፡ መገገና፡ ከከዎ?

ሰድስተኛ፣ ጉምህርት

ገገግር

ከሰማ

ከሰማ

ከቶ፡ ከጠደ፣ ነገ፡ ጥዋት፡ ምን፡
ትሠራከህ?

ከንግዲያማ፡ ከቲጋ፡ ሆቲል፡ ልክ፡
ጠከዱከት፡ ሰዓት፡ ከንገሩኝ።

ከጠደ

ከጠደ

ነገ፡ ጥዋት፡ ሠጭ፡ ጉዳይ፡ ማረፊያ
ሰቲር፡ ቀጠሮ፡ ሰካኮኝ፡
ከዚያ፡ ከሂዳከሁ።

መከገም፣ ከመጣከሁ።
ጠብቀኝ።

ከሰማ

ቀጠሮሠ፡ ከሰማን፡ ጋር፡ ነሠ?

ከጠደ

ዐረፍተ፡ ነገሮች፡

ከሠጭ፡ ጉዳይ፡ ማረፊያ
ጋር፡ ነሠ።

ሠዱ፡ ሱቅ፡ ከሂዳከሁ።
ካሚኒካን፡ ከምግብ፡ ትመጣከህ?
ተማሪዎቼን፡ ተያከኸ?

ከሰማ

ከዚያ፡ ጠፏካስ፡ ምን፡ ትሠ
ራከህ?

ከርስዎ፡ ሠዱ፡ ከዲስ፡ ከጠገ፡
መኝ፡ ይሂዳኩ?

ከጠደ

ሠዱ፡ ከተሰማ፡ ከሠራዊት፡ ጠገ፡

ከዚያ፡ ጠፏካ፡ ሥራ፡ ሰከኝም።
ነፃ፡ ነኝ።

ሱና፡ ይጠጣኑ።
ሆቲል፡ ትራክጋኮች።

በሁከት ሰዓት ውስጥ ወደ ነጠቀሳ ማረፊያው ገር ወደ
 ቤት እንመጣለን። ገምገማቶችን ቤት ያሳያሉ።
 ቤቱን ዛሬ ታያችሁ።

ጥያቄና መልስ

ጥያቄ

መልስ

እቤት ውስጥ ማደር ማን ይህን ይህን?	እቶ ገንዘብ ስት ለማ፡
ይህን ይህን?	ይህን ይህን።
እቶ ለማ ስን ሰት ያሳያሉ?	ወደ ነጠቀ ስህፃን።
ወደ ቀጠላ ስን ገንዘብ ይህን?	እዎ በሁከት ሰዓት እሳያሉ።
ገምገማቶችን ቤቱን መቼ ያን	ስን ያን ስህፃን።
ስህፃን?	
ስን ጥያቄ ሰት መሳሪያ ያህን	ወደ ገምገማቶችን ቤት መሳሪያ፡
ይህን?	እህን ይህን።
ስህፃን ስህፃን ስህፃን ያን	እቶ ገንዘብ ስት ያን ስህፃን።
ስህፃን?	
ይህን መሳሪያ ስህፃን ያህን	እኔ እህን ይህን።
ይህን ቤት ስህፃን ያህን	
ስህፃን?	

ጥያቄ

መልስ

እናንተ፡ ቦታ፡ ማደር፡ ገጠጠ
ጋካችሁ?

ጊዮን፡ ሆኖ፡ ልሳን፡ ማደር፡
እንጠጥራለን።

እንገንጠጣለን፡ መጠናቀቅ፡
የጠጠሩ?

እንገንጠጣለን።

እናንተ፡ መጠጥጥ፡ የመጣሁ?

አዎ፡ የመጣሁ።

በሙሉ፡ ገዳዩ፡ ማደር፡
ልሳን፡ መሥራት፡ ገጠጠ
ጋካህ?

እንገንጠጣለን።

እስተማሪዎች፡ ተማሪዎችን፡
ሰዓት፡ ገደብ፡ መጠጠን፡
የጠጠሩ?

እንገንጠጣለን።

እንገንጠጣለን፡ መጠናቀቅ፡
የጠጠሩ?

እንገንጠጣለን።

ተማሪዎች፡ ሰዓት፡ መጠጠን
ሰዓት፡ መጠጠን፡ ገጠጠ
ጋካህ?

እንገንጠጣለን፡ መጠጠን፡
ሰዓት፡ መጠጠን፡ ገጠጠ
ሁ።

ሰዓት፡ ሰዓት፡ ገዳዩ፡ ማደር
ሰዓት፡ ሰዓት፡ መጠጠን፡
የጠጠሩ?

እንገንጠጣለን፡ መጠጠን፡ ገጠጠ።

ጥያቄ

መከከ

ሰቃይ፡ ጠመንጫው፡ ውስ ከዎ፡ እሌገክሁ።

ጥ፡ ማስገገጥ፡ ገረገረ

ያክሽ?

የህ፡ ናገሮ፡ ምን፡ ያገኘህ? መክራራ፡ ያገኘህ።

መኝ፡ ወዲ፡ ከንቺ፡ ያመጣህ? ዛሬ፡ ያመጣህ።

መንገድ፡ መኝ፡ ማየት፡ ነገ፡ ማየት፡ እሌገክሁ።

ገረገረያክሽ?

ኋካ፡ ምን፡ ገራራህ? ወዲ፡ ገምህሮት፡ ለት፡ እህዳህ።

እዚህ፡ ማንን፡ ገጠጠህ? ከት፡ ከማን፡ እጠጠህ።

ከላቲ፡ ከንት፡ ያገኛካሉ? ከሰሮ፡ ጠሮ፡ እጠጥሁ።

መንገድህ፡ ከማን፡ መሰጠት፡ ካገቱ፡ እሰጣሁ።

ገረገረህ?

የውጭ፡ ገዳይ፡ ማረከት፡ ከጠዳ፡ ያደረሰህ።

ወዲ፡ ለታቸው፡ ማን፡

ያደረሰህ?

ከዲስ፡ ከጠገ፡ ውስጥ፡ የት፡ ጊዮን፡ ሆቲህ፡ እሮጥሁ።

ታሪጫያክሽ?

ድርሰት

ከንድ፡ ሰው፡ ወደ፡ ሠራተኛ፡ ክገሮ፡ ገመደረ፡ ገሰ፡
 ስህ፡ ክገሩ፡ ማወቅ፡ ያረገገ፡ ክቶ፡ ከሚ፡ ገሰ፡ ክሚ፡
 ክገሮ፡ ክቶ፡ ክገረ፡ ወደ፡ ክሚ፡ መረ፡ ስህ፡
 ክቶ፡ ከሚ፡ ገሰ፡ ረ፡ ረ፡ ስህ፡ ገሰ፡ ገሰ፡

ክገረ፡- ክሚ፡ መረ፡ ስህ፡ ክቶ፡ ከሚ፡
 መገ፡

ከሚ፡- ክሚ፡ ከገሰ፡ ክረ፡

ክገረ፡- ከገሰ፡ ክረ፡

ከሚ፡- ገሰ፡ ክረ፡ ገሰ፡ ክረ፡

ክገረ፡- ስህ፡ ክረ፡ ክረ፡

ከሚ፡- ክረ፡ ገሰ፡ ክረ፡

ክገረ፡- ክረ፡

ከሚ፡- ክረ፡ ገሰ፡ ክረ፡ ክረ፡ ገሰ፡
 ክረ፡ ገሰ፡ ክረ፡

ክገረ፡- ክረ፡ ገሰ፡ ክረ፡

ከሚ፡- ገሰ፡ ገሰ፡ ክረ፡ ክረ፡

ጥያቄዎች:

በጌታ፣ ክላሲካ፣ ውስጥ፣ ማን፣ ነበር?

ክፍል፣ ንግድ፣ የት፣ ሂደት?

ክፍል፣ ንግድ፣ ክፍል፣ ከሞት፣ ከህይወት፣ ጠየቀው?

ክፍል፣ ንግድ፣ ምን፣ ሌላ?

ክፍል፣ ንግድ፣ ማን፣ ቤት፣ ሂደት?

ክፍል፣ ንግድ፣ ወደ፣ ክፍል፣ ከሞት፣ ቤት፣ ከህይወት፣ ሂደት?

ክፍል፣ ንግድ፣ ክፍል፣ ከሞት፣ ምን፣ ክኩረት?

ክፍል፣ ከሞት፣ ክፍል፣ ንግድ፣ ምን፣ ጠየቀው?

ክፍል፣ ንግድ፣ ምን፣ ክኩረት?

ክፍል፣ ንግድ፣ በክላሲካ፣ ውስጥ፣ ስንት፣ ጊዜ፣

ይቆያል?

ሰገተኛ፡ ፊምህርቱ

ጓግግር

ገበዳ

(ከክጓድ፡ ፓኪስ)

ጤና፡ ይስጥኮኝ፡ እንደምን፡ ጤና፡ ይስጥኮኝ?

ክኑ?

ፓኪስ

መንገድኛ

ጤና፡ ይስጥኮኝ።

እግዚአብሔር፡ ይመስገን፡

ገበዳ

ዲህና።

ወደ፡ ክዲስ፡ ገብሎ፡ ከመሄድ፡

ገበዳ

ፊኮ፡ ነገርና፡ እውቶቡሉን፡

እግዚአብሔር፡ ወደ፡ ክዲስ፡ ገብሎ፡

የኛ፡ እንደማንኛው፡ እካው

ማ፡ በየኛው፡ እውቶቡ

ቅም።

ስ፡ መሄድ፡ እችካሁ?

ፓኪስ

መንገድኛ

ገዚህ፡ መንገድ፡ ማደ፡ ያንን፡

በውነቱ፡ እካው ቅም፤ ነገር፡

ያውቶቡስ፡ ማቆሚያ፡

ግን፡ ያ፡ ፓኪስ፡ ምናልባ

ያያኩ?

ን፡ ኪነግርዎን፡ ይችካሁ?

ገበዳ

ገበዳ

እዎ፡ እያሁ።

እሺ፡ እግዚአብሔር፡ ይስጥኮኝ፡

ፓኪስ

ኮኝ፡ እጠየቀዎሁ።

እዚያ፡ ይሂዱና፡ ይጠብቁን።

ከጠፍ

ፓኪስ

ከመሰግን ያታክሁ።

ምንም፡ ከቀደሁ።

ጥያቄና፡ መከሰ

ጥያቄ

መከሰ

ትምህርት፡ ቤቱን፡ ከያችሁት? ከዎ፡ ከየኛው።

ከስተማሪዎን፡ ወደ፡ ትምህርት ከዎ፡ ጠራናት።

ት፡ ቤት፡ ጠራችኋት?

ከንድ፡ መድሐፍ፡ ትሰጡታኑ ከዎ፡ ከንሰጠዎኩን።

ችሁ?

ከዲስ፡ ገተማን፡ ያውቁታኩ? ከዎ፡ ከውቀዎኩሁ።

ዛሬ፡ ትጠራዎኩሽ?

ከዎ፡ ከጠራዎኩሁ።

መገናኛን፡ ትገጥታኩህ? ከዎ፡ ከገጥታኩሁ።

ከቶ፡ ከሰማን፡ ጠየቁችሁት? ከዎ፡ ጠየቅኛው።

ከስተማሪዎች፡ ትምህርት፡ ከዎ፡ ዘሩት።

ቤቱን፡ ዘሩት?

ጥያቄ

መልስ

ገዥ፡ ነጠዔ፡ ስገት፡ ታላቁ ስዎ፡ ስናሠቅዎክን።
ታካኝሁ?

ገብሮ፡ ጣቢያውን፡ ታደታካኝሁ? ስዎ፡ ስናሰዋክን።
ታሳገረው፡ ስለታሳገረውን፡

ከመሰገነው? ስዎ፡ ከመሰገነው።

ከህጉህን፡ ስንደረግህ? ስዎ፡ ስለገገኝ?
ስለገገህ?

ስዎ፡ ከሰዎ፡ ገዥ፡ ስገት፡ ስዎ፡ ስሠቅዱ።

ገብሮ፡ ጣቢያ፡ ስሠቅዱ?

ስዎ፡ ነጠዔ፡ ከህጉ፡ ስንደፍ፡ ስዎ፡ ሰጠኝ።

ስዎ፡ ሰጠኝ፡ ሰጠኝ?

ስዎ፡ ነጠዔ፡ ገንዘብ፡ ካሰጠው? ስዎ፡ ካሰጠው።

ስገትዎን፡ ጠየቁዎቻው? ስዎ፡ ጠየቅኋቸው።

ነጠዔ፡ ሃሎ፡ ገደብ? ስዎ፡ ስሰዋክሁ።

ስለታሳገረው፡ መገንዳ፡ ስዎ፡ ስንደፍ፡ መገንዳ፡

የሰጠኝ? የሰጠኝ።

ስዎ፡ ነጠዔ፡ ታላቁ ታካኝ ስዎ፡ ስናሠቅዎክን።
ሁ?

ጥያቄ

መሪሳ

እስተማሪህን፡ ንጠራቸዋ

እዎ፡ እጠራቸዋከሁ።

ከህ?

እውቶሉሉ፡ ማቆሚያ፡ ንገጃሽ

እዎ፡ ተገኛኛከህ።

ከሁ?

ነገመንገዱ፡ ማዶ፡ ያውቶሉሉ

እዎ፡ እየዋከሁ።

ን፡ ማቆሚያ፡ ተየዋከህ?

ቤንሽን፡ ከፊ፡ ተሳይኛከሽ?

እዎ፡ እሳይዎታከሁ።

ወንድምህን፡ እንደምህሮን፡

እዎ፡ እስገገዋከሁ።

ቤን፡ ተስገገዋከህ?

ከከ፡ መኪናው፡ ነገደን፡

እዎ፡ ክመሰግኝዋከሁ።

ታመሰግኗዋከሽ?

ዛሬ፡ እገንፍ፡ እናንዳን፡ ይጠ

እዎ፡ እጠቀቃቸዋከሁ።

ይቀዋቸዋከ?

እህንዳን፡ ወደ፡ ንምህሮን

እዎ፡ እወስዳታከሁ።

ቤን፡ ይወስዱዋታከ?

ኪንቶቱያን፡ ያውቁዋታከ?

እዎ፡ እውቃታከሁ።

ሚስገንዳን፡ ይወስዱዋታከ?

እዎ፡ እወስዳታከሁ።

እህንህን፡ እየህን?

እዎ፡ እየሁዋን።

መፍሐፍ፡ ነገራን?

እዎ፡ ነገራን።

ጥያቄ

መልስ

ጥሩ መገናኛ ነበረህ?

አዎ ነበረኝ።

መገናኛዎች ነበሩህ?

አዎ ነበሩኝ።

ቤቶች ነበሩዎቻሁ?

አዎ ነበሩኝ።

ገመገሙት ውስጥ ወንጌል ምን ዓይነት ነው?

አዎ ነበረው።

ነበረው?

ገመገሙት ውስጥ ቤቶች

አዎ ነበረኝ።

ነበረዎቻ?

ጥሩ ተመሳሳይ መገናኛዎች ነበሩዎቻሁ? አዎ ነበሩዎቻሁ።

ድርሰት

የኢትዮጵያ ምክር ቤት ጠቅላይ ስልጠና ስለሚከተሉት

ስራዎች ጠቅላይ ስልጠና ስለሚከተሉት ስራዎች ስለሚከተሉት ስራዎች ስለሚከተሉት ስራዎች

ስራዎች ስለሚከተሉት ስራዎች ስለሚከተሉት ስራዎች ስለሚከተሉት ስራዎች

ስራዎች ስለሚከተሉት ስራዎች ስለሚከተሉት ስራዎች ስለሚከተሉት ስራዎች

ስራዎች ስለሚከተሉት ስራዎች ስለሚከተሉት ስራዎች ስለሚከተሉት ስራዎች

ስራዎች ስለሚከተሉት ስራዎች ስለሚከተሉት ስራዎች ስለሚከተሉት ስራዎች

ስራዎች ስለሚከተሉት ስራዎች ስለሚከተሉት ስራዎች ስለሚከተሉት ስራዎች

በእዲስ፡ ነጥላማ፡ ሠላም፡ ብዙ፡ የመጥጣት፡ ስሜቶች።
 ሆኖኩኝና፡ ሲኒማ፡ ስሜቶች፡ ክፍሉ። ክፍሉ፡ ሆኖኩ፡ ሠላም፡
 መከፋፈል፡ ምንጣ፡ ክፍሉ።

እንደ፡ ሰው፡ ያመጣልን፡ ሲኒማ፡ ከላይ፡ ሲጠይቅ፡
 ሠላም፡ እንደ፡ ሲኒማ፡ ስሜቶች፡ ሠላም፡ መሠረት፡ ላይ፡ የሆኑ።
 የሲኒማ፡ ምን፡ ብዙ፡ ክፍሉ።

ጥያቄዎች፡

- የእንደ፡ ምን፡ ነጥላማ፡ ላይ፡ የሆኑ?
- እዲስ፡ ክፍሉ፡ ሠላም፡ ምን፡ ክፍሉ?
- ያዲስ፡ ክፍሉ፡ ላይ፡ ላይ፡ ላይ?
- ሠላም፡ እዲስ፡ ነጥላማ፡ ላይ፡ ላይ፡ የሆኑ?
- የነጥላማ፡ ላይ፡ ላይ፡ ላይ፡ ላይ?
- እዲስ፡ ክፍሉ፡ ሠላም፡ ሲኒማ፡ ስሜቶች፡ ክፍሉ?
- የሲኒማ፡ ምን፡ ላይ፡ ላይ?
- ክፍሉ፡ ሆኖኩ፡ ስሜቶች፡ ክፍሉ?
- በሆኖኩ፡ ሠላም፡ ምን፡ ክፍሉ?
- ጥላ፡ ምን፡ ስሜቶች፡ ክፍሉ?

ክንድ፡ ሰው፡ ያመጥራል፡ ሲሆን፡ ሆኖ፡ ማሞኛ፡ ይቻላል?

ስምንተኛ፡ ትምህርት

ገጽ

ክግ

የሐንታ

ጥያቄ፡ ጥያቄ፡ ምን፡ ታዲያ
ጋህ?

ጥያቄ፡ ክንቁካህና፡ ዳቦ፡ በቅቤ፡
ክብካካህ።

የሐንታ

የሰርቶ፡ ጭማቂና፡ ሱና፡

ካህን፡ ክንቅና፡ ሌቲን፡ ክታ
ጠግካህ።

በወቶ፡ ክጠጣካህ።

ክግ

ክግ

በከንቶ፡ ሰዓት፡ ወደ፡ ትምህርት፡

ካቆርሱ፡ በሬት፡ ታጠናካህ?

ቤት፡ ትሂዳካህ?

የሐንታ

የሐንታ

የከግ፡ ካቆርሱ፡ በጊኑ፡ ነው። በሁከት፡ ሰዓት፡ ታገኙ፡ ክሂ
ክግ

ዳካህ።

ምን፡ ዓይነት፡ ቆርሱ፡ ትጠካ
ካህ?

ቀጥሮች

ክብራ፡ ክንድ፡ (iē)

ክብራ፡ ብድከት፡ (iē)

ክብራ፡ ሁከት፡ (iē)

ክብራ፡ ሰገት፡ (iē)

ክብራ፡ ሦስት፡ (iē)

ክብራ፡ ስምንት፡ (iē)

ክብራ፡ ክራት፡ (iē)

ክብራ፡ ዘጠኝ፡ (iē)

ክብራ፡ ክምስት፡ (iē)

ሀያ፡ (ē)

ጥያቄና፡ መከሰ

ጥያቄ

መከሰ

መገናኛውን፡ ካት፡ ነገዳ፡

ትናንት፡ ሰጠኛው፡፡

መኝ፡ ሰጠኝሁት?

ሚስትዎን፡ ክዲስ፡ ክገገ፡

ዛሬ፡ ክዲሰሁዎት፡፡

መኝ፡ ክዲሰሁዎት?

ክከተሚሪዎችን፡ የት፡ ክገር፡

ክሚሪግ፡ ልሰጥ፡ ክየሁዎቸው፡፡

ክየዎቸው?

የፊን፡ መድሐና፡ ማን፡ ወሰ

ክት፡ የሐንሰ፡ ወሰዱ፡፡

ዱው?

ከተሚሪዎ፡ መገና፡ ማን፡

ክገትና፡ ክናንዎ፡ ሰጠዎት፡፡

ሰጠኝ?

ጥያቄ

መልስ

የፊት፣ ቤት፣ ማን፣ ከሳዎዎ?

ተማሪዎች፣ ከሳዶች።

ክገርህን፣ ማን፣ ክፊቀው?

ክስተማሪዎች፣ ክፊቀች።

ያስተማሪዎች፣ መገናኛ፣

ክስተማሪዎች፣ ፊክሶች።

ማን፣ ፊክ?

እቶ፣ ከማን፣ እቶ፣ ክገርህን፣

ዛሬ፣ ክስዓት፣ ገደብ፣ ጠራገ

ወደ፣ ንግድህን፣ ቤት፣

ቶሎ።

መቼ፣ ጠራቅህን?

ክስተማሪው፣ ገንዘብን፣ መቼ፣

ክስዓት፣ ገደብ፣ ክፊክህን።

ክፊክህን?

እዚህ፣ ማንን፣ ጠጠቅህን?

እቶ፣ ክገርህን፣ ጠጠቅህን።

ቤትን፣ መቼ፣ ሠራቅህን?

ንግድን፣ ሠራቅህ።

መጽሐፉን፣ መቼ፣ ሰጣች

ዛሬ፣ ክስዓት፣ ገደብ፣ ሰጠህ።

ሁች?

ክስተማሪዎችን፣ ተማሪዎ

ጊዮን፣ ሆኑ፣ ተገናኝህ።

ቶን፣ ሰን፣ ተገናኝህ

ዎችህ?

ተማሪዎችን፣ መቼ፣ ጠራ

ንግድን፣ ክስዓት፣ ገደብ፣ ጠራ

ቅህን?

ሰላሳ።

ጥያቄ

መልስ

ያቶ፡ ነጠዳ፡ ሉና፡ ማ፡ ተሳታፊ፡ ጠጣኛው።
ጠጣው?

ያቶ፡ ነጠዳ፡ መኪና፡ የቶ፡ ወደ፡ ክላሪ፡ ወሰደው።
ወሰደኝሁት?

መኪናው፡ ማ፡ ወሰደው? ክቶ፡ ከላ፡ ወሰደው።

መድሐኑ፡ የቶ፡ ክደረሱት? ትምህርት፡ ቤት፡ ክደረሱት።

መኪናው፡ ማ፡ ዘጋው? ያቶ፡ ነጠዳ፡ ማሰት፡ ዘጋኛው።

ትምህርት፡ ቤት፡ ማ፡ ከተሳታፊ፡ ዘሩት።
ዘረው?

መድሐኑ፡ ከላ፡ ለጠሽ ከተሳታፊ፡ ለጠሁት።
ው?

ክቶ፡ ከላ፡ ወደ፡ ትምህርት፡ ነገ፡ ጠላም፡ ለዳት፡ የሂደት
ቤት፡ መቼ፡ የሂደት? ኮ።

ቁርስ፡ መቼ፡ ትጠራህ? ጥዎት፡ ክጠራሁ።

ዛሬ፡ የቶ፡ የሂደትሁት? ወደ፡ ክደረሱ፡ ነገተላ፡ ክፍላ
ዳህ።

ወደ፡ ትምህርት፡ ቤት፡ ማ፡ ያቶ፡ ከላ፡ ክገት፡ መጡ።
መጣ?

ጥያቄ

መልስ

ቁርብ፡ ምን፡ ችግኝነት?

ጥብብ፡ እንቁጣጠር፡ ቅጥር፡ ዳ

ብ፡ እገኛለሁ።

ከቁርብ፡ ምን፡ ችግኝነት?

ወተቶ፡ የብርቱካን፡ ጭማቂ፡

እጠጣለሁ።

ቁርብ ችሏል፡ የጉ፡ ችግኝነት
ችሏ?

እገታችን፡ ውስጥ፡ እንገኛለን።

ዛሬ፡ ችግኝነት፡ ማን፡

የፎ፡ ወንድም፡ ያጠናል።

ያጠናል?

ጥዋት፡ ጥዋት፡ የጉ፡ ችግኝነት
ካችሏ?

ወደ፡ ችግኝነት፡ ቤት፡ እንሄዳለን
።።

ሰንጠረዥ፡ አገልግሎት፡ አገልግሎት?

አገልግሎት፡ አገልግሎት፡ አገልግሎት።።

ችግኝነት፡ ቤት፡ ማን፡ አገልግሎት
ህ?

እና፡ አገልግሎት።።

አገልግሎት፡ አገልግሎት፡ አገልግሎት
ች፡ አገልግሎት?

ሆኑት፡ አገልግሎት፡ አገልግሎት።።

ዛሬ፡ ገቢዎን፡ አገልግሎት፡ አገልግሎት
ካችሏ?

አገልግሎት፡ ያገኛል።።

መጠን፡ አገልግሎት፡ መጠን
ች፡ ችግኝነት ካችሏ?

ህ፡ እንገኛለን።።

ጥያቄ

መልስ

ገንዘብዎን፣ ኮሚሽን፣ ቀሪዎች ከሚጠበቁት፣ አሰጣጥተዎት?
ታሪክ?

ሚጠበቁት፣ ሆኖታዎታዎታዎታ? አንድምህርት፣ ሌሎች፣ ውስጥ፣
አያታዎታዎታዎታ::

መደብረዎትን፣ ሆኖታዎታዎታ ለደብዳቤ፣ ሌሎች፣ አወጣጥተዎታዎታ?
ጊዜዎታዎታዎታ?

አዲስ፣ መጠን፣ ሚሽን፣ ቀ ስጥ፣ ቀሪዎች፣
ሰጥ፣ ስጥ፣

ሆኖታዎታዎታ፣ ሚሽን፣ ቀሪዎች ስጥ፣ አረጋግጥዎታዎታ?
ገደብ?

ሚሽን፣ አንድምህርት፣ ሌሎች፣ ሚሽን፣ አሰጣጥተዎታዎታ፣ ቀሪዎች፣
ቀሪዎች?

ገንዘብን፣ ሆኖታዎታዎታ አዲስ፣ አዲስ፣ አዲስ፣
ጊዜ?

አዲስ፣ አዲስ፣ ሚሽን፣ አዲስ፣ አዲስ፣ አዲስ፣
አዲስ?

አዲስ፣ አዲስ፣ ሚሽን፣ አዲስ፣ ሚሽን፣ አዲስ፣
አዲስ፣ ሚሽን፣ አዲስ፣
አዲስ?

ጥያቄ

መሪ

እድራሻሽን፡ ማን፡ እወቃው? እኔ፡ እወቅሁኝ።

መድሐሌን፡ ሦስት፡ እገኛለሁ? እንተ፡ ቤት፡ ልሳን፡ እገኛለሁ።

እቶ፡ ከሰዓት፡ መጣ፡ ይገናኙ እሁን፡ እገናኛለሁ።

ታሪክ?

ሦስት፡ እገኛለሁ?

እዲህ፡ ከሰዓት፡ ልሳን፡ ታገኛ

ገናኛለሁ።

መጣ፡ ገናኛለሁ?

ዛሬ፡ እገኛለሁ።

እስከሰዓት፡ ማን፡ ይገናኙ

እቶ፡ ከሰዓት፡ ይገናኙ።

ገናኛለሁ?

ከሰዓት፡ ሦስት፡ ታገኛለሁ?

እንደሰዓት፡ ቤት፡ ልሳን፡ እ

ገናኛለሁ።

እስከሰዓት፡ ማን፡ ገናኛለሁ?

እኔ፡ እዲህ፡ እስከሰዓት፡ ገናኛለሁ

ገናኛለሁ?

።

መጣ፡ ማን፡ ይገናኙ?

እቶ፡ ከሰዓት፡ ይገናኙ።

እዲህ፡ ማን፡ ይገናኙ?

ከሰዓት፡ ይገናኙ።

ቤት፡ መጣ፡ ገናኛለሁ?

እገ፡ እገናኛለሁ።

እስከሰዓት፡ ሦስት፡ ታገኛለሁ?

እዲህ፡ እስከሰዓት፡ እገናኛለሁ

ገናኛለሁ?

።

ጥያቄ	መልስ
መገናኛውን፡ መቼ፡ ትሰጡኛ ካችሁ?	ነገ፡ ከሰዓት፡ ጠቂካ፡ እንሰጥ ሃኑን።
ቀላላዎቹን፡ ወዲ፡ ገምገማ ገ፡ ሴት፡ መቼ፡ ገጠሩዎ ችዎካችሁ?	ነገ፡ እንጠራቸዎኑ።
ሱሩ፡ ሶት፡ ገጠጣካችሁ?	እዚህ፡ እንጠጣኩን።
መገናኛውን፡ ማን፡ ይዘጋጃል?	ቀላላው፡ ይዘጋጃል።
ከተላላውን፡ ማን፡ ይዘረወዳል?	ከተላላዎቹ፡ ይዘረወዳል።
መገናኛውን፡ ማን፡ ይሰጥሃል?	እገታ፡ ይሰጥላል።
ከተላላውን፡ ማን፡ ይሰጥሃል?	እኔ፡ እመሰግናለሁ።
እቶ፡ ከጠዳ፡ ስንት፡ መገናኛዎች፡ ይሰጥሃል?	ሁከት፡ መገናኛዎች፡ ይሰጡኛ ኑ።
ጠላትን፡ ሰዓት፡ ተነጋጅቷል?	ጠላትን፡ ሰዓት፡ ተነጋጅቷል።
ዱቦ፡ ጠቅላይ፡ መቼ፡ ጠራ?	ትናንት፡ ጠራ።
ግብጋቢውን፡ ጠላትን፡ ሰዓት፡ ገናኝቷል?	ጠላትን፡ ሰዓት፡ ተገኘ፡ እንገናኝቷል።
ነገ፡ ምን፡ ያደርጋሉ?	ወዲ፡ ከተላላ፡ እሳታሉ።

ጥያቄ

መከላ

መገናኛውን፡ እዚህ፡ ማን፡ እደረሰው?

እነተማሪዎች፡ እደረሰች።

ከትምህርት፡ የት፡ መሃድ፡ ትሬክጋካችሁ?

ወደ፡ እማሪግ፡ መሃድ፡ እንጂ ከጋሪ።

ወደ፡ ቤታችሁ፡ ማንን፡ መጥ ራች፡ ትሬክጋካችሁ?

ያች፡ የሐንገን፡ እናች፡ መጥ ራች፡ እንጂ ከጋሪ።

ድርሰት

እች፡ የሐንገን፡ እማሪግዎ፡ ተማሪ፡ ነው። እርሱ፡ እማርኛ፡ ያጠናካ። ጥዎች፡ ጥዎች፡ በእንድ፡ ሰዓት፡ ነገሪ ጋው፡ የነሳና፡ ሌቶን፡ የታጠጣካ። በሁከች፡ ሰዓት፡ ከቋርስ፡ ወደ፡ ምግብ፡ ቤች፡ የሃድና፡ የገርቱንን፡ ጭማቂ፡ የጠጣካ።

ነገሪ፡ ሰዓት፡ በኋላ፡ እንቋካካ፡ ጥብብና፡ ዳቦ፡ በቅቤ፡ የባካና፡ ሱና፡ በወተች፡ የጠጣካ።

በሁከች፡ ሰዓት፡ ተገኘ፡ መድሐራጅን፡ የሆዝና።

ከኪኮች፡ ቀመሪዎች፡ ጋር፡ ወደ፡ ችግሮች፡ ገብ፡ ይሄዳሉ።

ጥያቄዎች

ከቶ፡ ሉሐን፡ ምን፡ ያደርጋሉ?

ክርሱ፡ የት፡ ያጠናሉ?

ካከጋው፡ ጠከንት፡ ሰዓት፡ ያነገሉ?

ሬቶን፡ የት፡ ይታጠጣሉ?

ከቁርሱ፡ የት፡ ይሄዳሉ?

ከቁርሱ፡ ምን፡ ይበካሉ?

ክርሱ፡ ከቁርሱ፡ ገቢ፡ ምን፡ ይጠጣሉ?

ከቁርሱ፡ ጠጂካ፡ ምን፡ ይጠጣሉ?

ወደ፡ ችግሮች፡ ገብ፡ ጠከንት፡ ሰዓት፡ ይሄዳሉ?

ወደ፡ ችግሮች፡ ገብ፡ ከመሄዱ፡ ገቢ፡ ምን፡

ይይዛሉ?

ከክርሱ፡ ጋር፡ ወደ፡ ችግሮች፡ ገብ፡ ማን፡ ይሄዳሉ?

ዘጠነኛ፡ ጉምህርት፡

ጓግግር

ነጠዳ

ወደ፡ ጉምህርት፡ ቤት፡ ነገረዳ

ህ፡ ጠፏካ፡ ምን፡ ጉሠሌ

ከህ?

የሐንታ

ከሐቀላላው፡ ከሐንገረመጡ፡

ድረከ፡ ያላገርኛ፡ ጋዜጣ፡

ከነገከሁ፡ ነገመጡ፡ ገ

ፏካ፡ ጉምህርት፡ ከጓጂ

ምሌከን፡፡

ነጠዳ

ከሐቀላላው፡ ሁከጊዜ፡ ወ

ዳ፡ ጉምህርት፡ ቤት፡ ገሁ

ከት፡ ሐዳት፡ ያመጣኩ?

የሐንታ

የከም፡ ገሁከት፡ ሐዳት፡ ከዩ

መጡም፤ ነገር፡ ግን፡

ገሁከት፡ ሐዳት፡ ተገኙኩ፡

ከነገሩኩ፡ ውስጥ፡ ያገኛኩ፡፡

ነጠዳ

ከመጡ፡ ጠፏካ፡ ምን፡ ጉላግሌ

ካችሁ?

የሐንታ

ከላገርኛ፡ ጓግግ፡ ድረከሌትና፡

ጓግግር፡ ከጓላግሌከን፡፡

ነጠዳ

ገቀን፡ ሐንት፡ ሐዳት፡ ጉላግሌ

ካችሁ?

የሐንታ

ከምሳ፡ ገሌት፡ ከሌት፡ ሐዳት፡

ከምሳ፡ ጠፏካ፡ ደግሞ፡

ሁከት፡ ሐዳት፡ ከጓላገርና፡

ከጓገርሳከን፡፡

ከበደ

ቤተ: ክርኪቲያኑን: ክካየህም።

በበንቶ: ሰዓት: ክክፍፍ፡

ቤተ: ክርኪቲያኑን: ክታየም።

ቶወጣካኝሁ?

ወተት: ክኮገዛኸም።

የሐንታ

ወተት: ክትገኝም።

በክብር: ሰዓት: ክንወጣክን።

ኪጃሌ: ክካጤከም።

ከበደ

ኪጃሌ: ክያጤከም።

ክሁን: ገመገሚያ: መዳፍ:

ኪጃሌ: ክኮሸጠኝም።

ቶኝካከህ?

ኪጃሌ: ክትሸጥም።

የሐንታ

ከበደን: ክኮረዳንም።

ክሁን: ድሕረቲ: ገና: ንጉ:

ከበደን: ክንረዳም።

ክይደከም።

ገከሌው: ሳምንት: ክካረጉ

ኝሁም።

የዛሬ: ሳምንት: ክታርፋም።

ዐረፍተ: ነገሮች:

ትናንት: ሌት: ክኮብኩም።

ወደ: ገበያ: ክኮሂድሁም።

ዛሬ: ሌት: ክቆብኩም።

ወደ: ገበያ: ክኮሂድም።

ጥያቄና፡ መልስ

ጥያቄ	መልስ
ትምህርታችሁን፡ ነሁከት፡	አዎ፡ እናጠናከን።
ሰዓት፡ እከገ፡ እከሮ፡ ሰ	የከም፡ እናጠናም።
ዓት፡ ታጠናካችሁ?	
ጥዋት፡ ጥዋት፡ ሬትሽን?	አዎ፡ እታጠገካሁ።
ትታጠቢያዎሽ?	የከም፡ እኮታጠብገም።
ነገ፡ ወደ፡ እገራችሁ፡ ትሂዳ	አዎ፡ እንሂዳከን።
ካችሁ?	የከም፡ እንሂዳም።
ምሳቸውን፡ ጊዮን፡ ሆቲል፡	አዎ፡ ጊዮን፡ ሆቲል፡ ባኩ።
ባኩ?	የከም፡ ጊዮን፡ ሆቲል፡ እኮባኩም።
እገትና፡ እናትሽ፡ ወደ፡ ትም	አዎ፡ እጠብቃቸዋካሁ።
ህርት፡ ቤት፡ እከኪመጡ፡	የከም፡ እኮጠብቃቸውም።
ትጠብቁያቸዋካሽ?	
እዚህ፡ ብዙ፡ ጊዜ፡ ትቆያካ	አዎ፡ እንቆያከን።
ችሁ?	የከም፡ እንቆያም።
ወንድምዎን፡ ትምህርት፡	አዎ፡ እደርሳዋካሁ።
ቤት፡ ያደርሱታሉ?	የከም፡ እካደርሳውም።
ትናንት፡ እኛ፡ ቤት፡ እደራ	አዎ፡ እደርን።
ችሁ?	የከም፡ እካደርንም።

ጥያቄ

መሪነት

ትምህርትህን። ሟመርህ?

ከዎ፡ ሟመርሁ።

የከም፡ ከኮሟመርሁም።

ገዙ፡ ያሳርፍ፡ መድሐኞች፡

ከዎ፡ ከነገኩሁ።

ታነገኩህ?

የከም፡ ከነገነገሁም።

ከከተሳራው፡ በከሳርፍ፡

ከዎ፡ ያደፋኩ።

መድሐፍ፡ ያደፋኩ?

የከም፡ ከያደፍሁም።

ከቶ፡ የሐንታ፡ ከሳርፍ፡ ያች

ከዎ፡ ያችኩ።

ካኩ?

የከም፡ ከያችኩም።

ከዚህ፡ ትምህርት፡ ሌት፡ ው

ከዎ፡ ያገኛኩ።

ከን፡ የከሳርፍ፡ ከከተ

የከም፡ ከያገኛኩም።

ሳራዎች፡ ያገኛኩ?

ከርከዎ፡ ከንግኪዝፍ፡ ት

ከዎ፡ ትሳራኩኝ።

ሳራኩኝ?

የከም፡ ከትሳራኩም።

ከቶ፡ ከሳርፍ፡ ከቶ፡ ነገበደ፡

ከዎ፡ ጩራ።

ትምህርተቸውን፡ ጩራ?

የከም፡ ከኮጩራገም።

ተሳራዎች፡ ከከተሳራዎች

ከዎ፡ ያመሰግናኩ።

ቸውን፡ ያመሰግናኩ?

የከም፡ ከያመሰግኔኩም።

ከዚህ፡ ትምህርት፡ ሌት፡

ከዎ፡ ከናርፋኩን።

ታርፋካችሁ?

የከም፡ ከናርፋኩም።

ጥያቄ

መልስ

- እቶ፡ ከሰዓት፡ ስላለህ? እዎ፡ አላለኝ።
 ለክም፡ እነሳሳላለሁ።
- እቶ፡ ከሰዓት፡ ገንዘብህ? ስላለህ? እዎ፡ አለኝ።
 ተስጋኝ ነው? ለክም፡ አስገሳጅኛለሁ።
- እንገርዎን፡ ማለት፡ ይቻላል? እዎ፡ አይቻልም።
 ለክም፡ አይቻልም።
- እሰዓረጅ፡ ያለኝ ነው?
 እዎ፡ አይደለም።
 ለክም፡ አይደለም።
- ሰዓት፡ ስላለህ? ሰዓት፡ አለኝ።
 ለክም፡ አለኝ።
- ከሰዓት ስላለህ? ሰዓት፡ አለኝ።
 ለክም፡ አለኝ።
- እንገርዎን፡ ማለት፡ ይቻላል?
 እዎ፡ አይቻልም።
 ለክም፡ አይቻልም።

ድርሰት፡

ያመጧል፡ የውጭ፡ ጉዳይ፡ መደብተር፡ አንድ፡
 የቋንቋ፡ ችግሮች፡ ቤት፡ አካው፡፡ ላመጧል፡ በዚህ፡
 ችግሮች፡ ቤት፡ ውስጥ፡ በጣም፡ ጠቃሚ፡ ዓይነት፡ የውጭ፡
 አገር፡ ቋንቋዎች፡ የመጠኑ፡፡ ከምሳሌ፡ አመጣጥ፡ ፊጊ
 ንግድ፡ ጂኦሞት፡ ጣኦት፡ መከፈት፡ የመጠኑ፡
 ከ፡፡ በችግሮች፡ ቤት፡ ውስጥ፡ የሚገኙት፡ ላመጧል፡
 አመጣጥ፡ ጠቃሚ፡ ጥቅም፡፡ ከአጠቃላይ፡ አጠቃላይ፡
 ዛሬዎች፡ የውጭ፡ አገር፡ ሰዎች፡ ጥቅም፡፡

በዚህ፡ ችግሮች፡ ቤት፡ ውስጥ፡ ላመጧል፡
 ጠቃሚ፡ ጥቅም፡፡ ለዓገት፡ ችግሮች፡ የሚጠቀሙ፡፡ በአገር
 ጠቃሚ፡ ጥቅም፡፡ ለዓገት፡ ጥቅም፡፡ አገር፡ ጥቅም፡፡
 በአገር፡ ጥቅም፡፡ ለዓገት፡ ጥቅም፡፡ ለዓገት፡ ጥቅም፡፡
 ከምሳሌ፡ የመጠኑ፡፡ በአገር፡ ጥቅም፡፡ ለዓገት፡ ጥቅም፡፡
 የመጠኑ፡፡ አገር፡ ጥቅም፡፡ ለዓገት፡ ጥቅም፡፡ ከዚህ፡
 በኋላ፡ ወደብሎት፡ የሚጠቀሙ፡፡

ጥያቄዎች:

የሠውጫ፣ ጉዳዩ፣ ማደብተር፣ ምን፣ ዓይነት፣

ትምህርት፣ ስጦታ፣ ክብር?

ትምህርት፣ ስጦታ፣ የገዢ?

ክብር፣ ትምህርት፣ ስጦታ፣ ሠውጫ፣ ያስተምራሉ?

ምን፣ ዓይነት፣ ቋንቋ፣ ትምህርት?

የቋንቋ፣ ክብር፣ ሠውጫ፣ ሠውጫ?

ተምህርት፣ ስጦታ፣ ስጦታ፣ ትምህርት፣ ያስተምራሉ?

ስጦታ፣ ስጦታ፣ ስጦታ፣ የገዢ?

ሠውጫ፣ ክብር፣ ስጦታ፣ ስጦታ፣ የሠውጫ?

የምህጻን፣ ስጦታ፣ ስጦታ፣ ስጦታ?

የሠውጫ፣ ጉዳዩ፣ ማደብተር፣ የቋንቋ፣ ትምህርት፣

ስጦታ፣ ስጦታ፣ ተምህርት፣ ያስተምራሉ?

ክብር፣ የቋንቋ፣ ክብር፣ ስጦታ?

ክብር፣ ስጦታ፣ የሠውጫ፣ ክብር፣ ቋንቋ፣ ያስተምራሉ?

አሥረኛ፡ ትምህርት

ንግግር

ክብደ

ጤና፡ ይስጥከኝ፤ እንደምን፡
ሰነቦችሽ፡ ወይዘሮ፡ ጥሩ
ነሽ ?

በመንገድ፡ ካዩ፡ እግኝኛኝ እ
ት፡ ደህንነታችሁን፡ ነገረ
ኛኛ።

ጥሩነሽ

ክብደ

እግዚአብሔር፡ ይመስገን፤
እንደምን፡ ሰነቦቷ፡ እቶ፡
ክብደ? ነጥከያየን፡ ብዙ፡
ጊዜ፡ ሆኖናኮ።

እኮላማዝ፡ ታምላማ፡ ከጥቂት፡
ቀኖች፡ እሐንጊም፡ ጌት፡
ውስጥ፡ ናት።

ጥሩነሽ

ክብደ

ምናው! ምን፡ ሆነኛ?

እዎ፡ ብዙ፡ ጊዜ፡ ሆኖናኮ።

ክብደ

ገከቤችሽን፡ ግን፡ በየጊዜ
ው፡ በከላማ ገኛቸው፡ ደ
ህንጻችሽን፡ እጠይቃቸዋ
ከሁ።

ጊዳች፡ በካኮነባራች፡ ሌላዎን፡
ያላቃኮ።

ጥሩነሽ

ጥሩነሽ

እዝናኮሁ። ብኛኮ፡ እነቲ፡ ላሌ፡
ላላ፡ እጠይቃታኮሁ።

እዎ፡ እንደገኛዎ፡ ነገረኛ።

በቀደምኮት፡ ከጅምን፡
ወይዘራች፡ እኮላማዝን፡

ቀንጮች:

ሀያ:	(፳)	ሰባ: / ሰባት:	(፻)
ሀያ: አንድ:	(፳፩)	ሰባ:	(፳)
ሀያ: ሁለት:	(፳፪)	ሰማንያ:	(፹)
ሰባት:	(፳፫)	ዘጠና:	(፺)
አርባ:	(፳፬)	መቶ:	(፳፭)
አምስት / ሃምስት:	(፳፮)	፺ / ፺ህ:	(፺፯)

ንጾቀና: መከሰ:

ንጾቀ

መከሰ

መገናኛ: የምንጠቅም ስንት: ከዎ: አገ: ነገ:

ነፃ?

ቤት: የገዛት: አገገገ: ና ከዎ: አገገ: ናቸው።

ቸው?

ጠገና: የጠገናት: አገገገገ ከዎ: አገገገገገገ: ናቸው።

ገገ: ናቸው?

የምንጠቅም ገገገገ: አገገገገገ ከዎ: አገገገገገገገ: ነው።

ገገገ: ነው?

ጥያቄ

መልስ

ሴትዮዎን፣ የጠየቀችህ። ከዎ፣ ከገደብ፣ ናት።

ከገደብ፣ ናት?

ከገደብ፣ ወደ፣ ገደብ፣ ያደረገህ፣ ከዎ፣ ከፎ፣ ናት።

ከፎ፣ ናት?

ወደ፣ ገደብ፣ ገደብ፣ የሄደህ ከዎ፣ ከፎ፣ ናት።

ህ፣ ከፎ፣ ናት?

የተማራችሁት፣ ከማርች፣ ነው? ከዎ፣ ከማርች፣ ነው።

የዳኑት፣ መጽሐፍ፣ ገደብ ከዎ፣ ገደብ፣ ነው።

ርች፣ ነው?

ያየሽሁ፣ ከገር፣ ከመሪነት፣ ከዎ፣ ከመሪነት፣ ነው።

ነው?

የጠየቀችህ፣ ከፎ፣ ነው? ከዎ፣ ከፎ፣ ነው።

የገደብ፣ ገደብ፣ መገደብ፣ ከዎ፣ ገደብ፣ መገደብ፣ ነው።

ነው?

የያዙት፣ መጽሐፍ፣ ነው? ከዎ፣ መጽሐፍ፣ ነው።

የመጣሁ፣ ከገደብ፣ ነው? ከዎ፣ ከገደብ፣ ነው።

መጽሐፍን፣ የሰጠሽሁ፣ ከዎ፣ ከፎ፣ ናት።

ከፎ፣ ናት?

ጥያቄ

መልስ

እንደምህረት፣ ቤት፣ የገገህ፣

እዎ፣ እኔ፣ ነኝ።

እንታ፣ ነህ?

ቤቱን፣ የሚገዙ፣ አገታህ፣ ናቸው?

እዎ፣ አገቱ፣ ናቸው።

ው?

እሚረኛ፣ የምንሚረው፣

እዎ፣ እንደሚረው፣ ውስጥ፣ ነው።

እንደሚረው፣ ውስጥ፣ ነው?

የሳገርሁህን፣ ከገገዱ፣

እዎ፣ ሳገርሁን።

ሳገርህ?

የቋንቋ፣ ተሚረዎች፣ እሚረ

እዎ፣ እንደሚሚረው፣ እውቀት።

ርኛ፣ እንደሚሚረው፣ ተ

ውቀትህ?

ውደ፣ እሚረኛ፣ እንደምን

እዎ፣ እንደምንመለከት፣ ሳገርና

መለከት፣ ሳገርሁን?

ው።

እንደ፣ አሚረኛ፣ ያከ፣ ሰው፣

ትናንት፣ ገሰዳት፣ ገደብ፣ አይሁ።

እንደ፣ አሚረኛ፣ ውስጥ፣

አይሁ?

ሰውሌውን፣ እንደሚረኛው፣

እዎ፣ ገሰዳት፣ ቀን፣ ገደብ፣

ውደ፣ እሚረኛ፣ ሳገርህ?

ሳገርሁ።

ጥያቄ

መልስ

ሲጃጌውን፡ እንዳገለገለ፡ የቶ፡ ወዳ፡ ቤቱ፡ ሃዳ።
ሃዳ?

ገንዘብህን፡ ቤት፡ ምን፡ ጊዜ፡ እኛ፡ እንወቃከሁ።
እንደሚመጣ፡ ታውቃክህ?

እከተሚራው፡ መከራውን፡ እኛ፡ እንወቃከሁ።
እንደሚሸጥን፡ ታውቃክህ?

ጌታቸውን፡ ጊዮን፡ ሆተ፡ እኛ፡ እንወቃከሁ።
እንደሚያገለግሉ፡ ታውቃክህ?

የሁጭ፡ ጉዳይ፡ ሚኒስትሩ፡ እኛ፡ እንወቃከሁ።
ከገንጠቸው፡ ገግግሮ፡ እንደ
ደሚያደርጉ፡ ታውቃክህ?

እንደ፡ አማርኛ፡ ጽሕፈት፡ የከም፡ እንወቃክም።
ያከ፡ ነገር፡ ታውቃክህ?

ባከቤቱ፡ ገገገገ፡ እንደመ፡ የራከም፡ እንገን፡ እንደ፡ ነገሩ
ጣን፡ ማን፡ ነገራችሁ? ገ።

ወዳ፡ ኢትዮጵያ፡ እንደሃዳሁ፡ ገርከም፡ ተሚረዳች፡ እንደ፡
ማን፡ ነገረህ? ነገረኝ።

ጥያቄ

መልስ

ወደ፡ ኪቶቶ፡ እንደሚሆን

እዎ፡ እውቀትህ።

ና፡ እናቱን፡ እንደሚጠይቅ

ቀን፡ ታውቃለህ?

ምሳሌን፡ ጠላጭ፡ ጉዳይ፡

እዎ፡ ነገሩን።

ሚኒስቴር፡ ሙስ፡ እንደ

ሚጠይቅ፡ ነገሩን?

እሙር፡ እንደምንሚጠይቅ፡

የከም፡ እናውቅም።

ታውቃለህ?

ከመኪና፡ ስንት፡ እንደገጠህ፡

እዎ፡ እናውቃለን።

ታውቃለህ?

እገታ፡ እናታህ፡ ወዳዚህ፡

እዎ፡ ላሌ፡ ነገሩን?

እንደሚመጡ፡ ካለህ?

ህ፡ ነገሩን?

እቶ፡ ከሙሉ፡ እንደመመላኩ፡

የከም፡ እናውቅም።

ታውቃለህ?

ጋዜጣሁን፡ ከገዛህ፡ እንደ

የከም፡ እናውቃለን።

ሚያሳይ፡ ነገሩን?

እኪረሙ፡ ለገጥ፡ እንደ

እዎ፡ እናውቃለን።

ገናኝ፡ ትጠይቁኝ?

ጥያቄ

መከራ

ቤቱን፡ እንዲገዛቸው፡ ከዎ፡ ያወቀኩ።

ከገታችሁ፡ ያወቀኩ?

ወደ፡ ከገራ፡ እንዲገዛ መከራ ከዎ፡ ነገረኝኝ።

ከ፡ ነገር ሁሉ?

ድርሰት፡

ወይዘሮ፡ ጥሩ ነገር፡ አቶ፡ ከባድ፡ አንድ፡ ቀን፡ በመ
 ንገድ፡ ካይ፡ ተገናኝ። አቶ፡ ከባድ፡ ከወይዘሮ፡ ጥሩ ነገር፡
 ለካምቻ፡ ለጣች። ወይዘሮ፡ ጥሩ ነገር፡ ካቶ፡ ከባድ፡
 ለካምቻ፡ እዲረገኝ። አቶ፡ ከባድ፡ የወይዘሮ፡ ጥሩ ነገር፡
 ገራቤን፡ በየጊዜው፡ እንዲሟደግ ገኛቸውና፡ ደህንነትዎን፡
 እንዲሟጠቁ፡ ነገራችን። አባዎም፡ ወይዘራችን፡ አከማዝ
 ን፡ እንዳገኛችና፡ ደህንነታቸውን፡ እንዳጠቀሱ፡ ካቶ፡
 ከባድ፡ ነገራቸው። አቶ፡ ከባድም፡ ልጁ፡ ወይዘራችን፡ አከ
 ማዝ፡ እንዲታመሙ ገኛና፡ አሐገገም፡ ቤት፡ ውስጥ፡ እንዳ
 ከች፡ ከወይዘሮ፡ ጥሩ ነገር፡ ነገራችን። ወይዘሮ፡ ጥሩ ነገርም፡
 ወደ፡ ሐገገም፡ ቤት፡ መሄድና፡ ወይዘራችን፡ አከማዝን፡

መጠየቅ፡ መረከግዎን፡ ነገራችሁ፡፡

ጥያቄዎች፡

በመንገዱ፡ ካቶ፡ ስንት፡ ሰዎች፡ ቀገናች?

የቀገናችን፡ ሰዎች፡ ስም፡ ማን፡ ነው?

ከቶ፡ ነጠዱ፡ ከወይዘሮ፡ ጥሩነሽ፡ ምን፡ ነገራች?

ወይዘሮ፡ ጥሩነሽ፡ ካቶ፡ ነጠዱ፡ ምን፡ ነገራችሁ?

ከቶ፡ ነጠዱ፡ ስከ፡ ልጁ፡ ምን፡ ክከ?

ወይዘሮ፡ ጥሩነሽ፡ ምን፡ ክከች?

ወይዘሮ፡ ጥሩነሽ፡ ክከማዝን፡ መን፡ ጠየቀችን?

የሆሉ፡ ሐኪሞች፡ ጥሩ፡ ናቸው?

እሠራ፡ ከንደኛ፡ ትምህርት

የግግር

ጥሩነሽ

ጥሩነሽ

እግዚአብሔር፡ ይመጣል።

ነሐሴ ፡ ፲፭፡ መፍ፡ መሠራጣ

እንደምን፡ ዋናሽ፡ ክላሳዝ?

ት፡ ትፍታላህ?

ክላሳዝ

ክላሳዝ።

እግዚአብሔር፡ ይመሰገን።

ቶኦ፡ ከመሠራጣት፡ አራገ፡ ነገ

ዛሬ፡ ትንሽ፡ ተሸከራኛህ።

ር። ነገር፡ ግን፡ ሐገረህ።

ጥሩነሽ

እከላገላ፡ ድረገ፡ መ

በሽታሽ፡ ምንድን፡ ነው?

ሠራጣት፡ ክላሳዝ።

ክላሳዝ

ጥሩነሽ

ገንዘብ፡ ይዘኛ፡ ነገር።

እሺ፡ እግዚአብሔር፡ ይመጣል።

ጥሩነሽ

እጠቀሙኝ።

እሁን፡ ትንሽ፡ ተሸከራኛህ?

ክላሳዝ

እዎ፡ ሐገረህ፡ መጥቶ፡ መድ

ኃኔት፡ ከሰጠኛ፡ በኋላ፡

በጣም፡ ተሸከራኛህ።

ጥያቄዎች፡ መጠኑ

ጥያቄ

መጠኑ

ቤቱን፡ ገዝቶ፡ ከገባችሁ፡ ካገባችሁ፡ ከዎ፡ ከጓድ፡ በጣም፡ ጥሩ፡ ቤቶ፡ ለጣቸው?

ገዝቶ፡ ከገባችሁ፡ ካገባችሁ፡ ለጣቸው።

ቤቱን፡ ሸጠ፡ የቶ፡ ከገር፡ መሆኑ፡ ወይ፡ ከመሆኑ፡ መሆኑ፡ ያህን ሆኑ፡ ያህን?

ጋራ።

ከጓድ፡ ሳምንት፡ አዲስ፡ ከዎ፡ ያህን ሆኑ።

ከርግ፡ ወደገባችሁ፡ መሆኑ፡ ያህን ሆኑ?

ከቶ፡ ከገር፡ ከዲክ፡ ከተማ፡ ከጓድ፡ በጣም፡ ጥሩ፡ ቤቶ፡ ገዛ። ሆኑ፡ ምን፡ ገዛ?

ከገር፡ ገመገሙ፡ ተምረው፡ የገም፡ ከከገር፡ ገመገሙ። ገመገሙ?

ቤቱን፡ ዘግቶች ሆኑ? ከዎ፡ ዘግቶች ሆኑ።

ገንዘብን፡ ከገባችሁ፡ መገንዘብ ከዎ፡ ወከደሁታሉ። ወን፡ ወከደሁታሉ?

ዛሬ፡ ጥያቄ፡ መጥቶች፡ ከተማ ከዲክ፡ ከገር፡ ከጓድ ሆኑ፡ ሆኑ፡ ምን፡ ከገር፡ ሆኑ። ከገር?

ጥያቄ

መልስ

እቶ፡ ነጠዔ፡ የሙጭ፡ ጉዳዩ፡ የከፈተ፡ እካኩዎቻቸውም።

ሚኒስጥር፡ ጠርቶሁ፡

እመጣከሁ፡ እኩዎቻቸው?

እቶ፡ የሐንገሩ፡ ገሰገሱ፡ እዚ እገደገደ፡ ሆኖሁ፡ ልሳን፡ እረዳ።

ይ፡ እገር፡ መጥቶሁ፡ የቶ፡

እረዳ?

ገሰገሱ፡ ገደገደ፡ ጠሬ፡ ሙሉ፡ እዲህ፡ ነጥሙ፡ ሂዳ፡ መ

የቶ፡ ሂዳሁ፡ መጠጥ? ጣ።

ያቶ፡ ከሙጭ፡ ልጅ፡ መጥቶሁ እቶ፡ ያዙ፡ መጥቶሁ።

፤፡ ያዙ፡ መጥቶሁ?

ጋዜጣሁ፡ እንገደገደ፡ ምን፡ ከሂደገ፡ ትንሹ፡ ነገርን።

ነገርሁይ?

ትምህርቶቻቸው፡ ተገደሉ፡ ለዲዲይ፡ እየመጡም።

የመጣኩ?

ምሳሌ፡ መሰደዱ፡ ከሙጭ እቶ፡ ከሙጭሁና፡ ከሙጭሁ

ራሱ፡ ሰጡት? ሙ፡ ሰጡዎቻቸው።

ዛሬ፡ ሂዳ፡ ትመከህከኝ? ምናልባት፡ የዛሬ፡ ሳምንት፡

ትመከኝ።

ጥያቄ

መልስ

ሐንጊም፡ ቤት፡ ሂደት፡ ማንን፡ ልጄን፡ ጠየቅሁክልኝ።

ጠየቅ?

ተማሪዎች፡ ወደ፡ ትምህርት፡ የሐም፡ ክፍልጠየቅኝም።

ቤት፡ መጥተው፡ ክፍል

ማረፊት፡ ጠየቅኝ?

ምሳሌን፡ ጠጥሎ፡ ትመጣክ ክፍል፡ ክፍልጠየቅሁክልኝ።

ይ?

ዛሬ፡ ትምህርት፡ ቤት፡ ሂደት፡ መጥተው፡ ክፍልጠየቅሁክልኝ።

ምን፡ ትሰጡክ?

የሰጡኝ፡ ጉዳይ፡ ማረፊት፡ ወደ፡ ቤት፡ ሂደት፡ ነገር።

ክፍል፡ ጠጥሎ፡ የት፡

ሂደት፡ ነገር?

ትምህርት፡ ጠጥሎ፡ የ ወደገሬ፡ ክፍልጠየቅሁክልኝ።

ት፡ ትሰጡክ?

ክፍልጠየቅሁክልኝ፡ መጥተው፡ የጠጥሎክልኝ።

ምን፡ የሰጡክ?

ገንዘብን፡ ወሰድ፡ ምን፡ የገዛ ክፍል፡ ቤት፡ የገዛ።

ገ?

ጥያቄ

መከከ

መገናኛውን፣ ገዢዎች፣ አሰሪዎች፣ አካባቢው፣ ሰጠሁኝ።

ሰጠሁኛው?

ጠቅላይነትን፣ ጠቅላይነትን፣ መከከልን፣ ጠቅላይነትን፣ መከከልን።

ጠቅላይነት?

ጥሩነትን፣ አዎንታዊ፣ ጥሩ፣ ወይንም፣ ጠቅላይነትን፣ አዎንታዊ

አዎንታዊነት?

አዎ።

አዎንታዊነት፣ ጠቅላይነት፣ ጥሩ፣ አዎንታዊ ወይንም፣ ጠቅላይነትን፣ አዎንታዊነትን።

አዎንታዊነት?

አዎንታዊነት፣ መከከልን፣ መከከልን፣ አዎንታዊነትን፣ ጠቅላይነትን።

ጠቅላይነት?

ጠቅላይነትን፣ ጠቅላይነትን፣ ጠቅላይነትን፣ አዎንታዊነትን፣ ጠቅላይነትን።

ጠቅላይነት?

ጠቅላይነትን፣ ጠቅላይነትን፣ ጠቅላይነትን፣ ጠቅላይነትን፣ ጠቅላይነትን።

ጠቅላይነትን፣ ጠቅላይነትን፣ ጠቅላይነትን፣ ጠቅላይነትን፣ ጠቅላይነትን።

ጠቅላይነት?

ድርሰት:

ከንድ። ቀን። የወይዘራት። ክፍለሰዓዊ። ክግት። ወይዘሮ።
 ንግድ። ክግድ። የሌሊት። መታመም። ነገራት። ወይዘሮ።
 ንግድ። ወደ። ሐገግ። ስፊት። ሄደ። ወይዘራት። ክፍለሰዓዊ።
 ጠየቀች። ወይዘራት። ክፍለሰዓዊ። ወይዘሮ። ንግድ። ወደ።
 ሐገግ። ስፊት። መንቀጥ። ስህ። ጠየቀች። በጣም። ደስ።
 ክፍት። ወይዘሮ። ንግድ። ከወይዘራት። ክፍለሰዓዊ። ጠላት።
 ነገሮች። ክፍለሰዓዊ። ስህ። ሐገግ። ስፊት። መንቀጥ። ክንድ።
 ወጣ። ጠየቀች። ወይዘራት። ክፍለሰዓዊ። ሐገግ። ገደ።
 ክፍለሰዓዊ። ጠላት። ወይዘሮ። ንግድ። መንቀጥ።
 ቆይታ። ክፍለሰዓዊ። ጠላት። ሐገግ። ስህ።

ንግድዎች:

ከወይዘሮ። ንግድ። ክፍለሰዓዊ። መታመም። ሰዓዊ።
 ነገራት?
 ወይዘሮ። ንግድ። ክፍለሰዓዊ። ስፊት። ጠየቀች?
 ወይዘሮ። ንግድ። ክፍለሰዓዊ። ከገደ። ጠየቀች?
 ወይዘራት። ክፍለሰዓዊ። ከገደ። ደስ። ክፍት?

ወይዘሮ፡ ጥፋናሽ፡ ከክፍላዊ፡ ምዕ፡ ክክቻ፡?

ክፍላዊ፡ ክክፍላዊ፡ ለ፡ መ፡ ክፍላዊ ምዕ፡
ታወቀክ፡?

ክፍላዊ፡ ከክፍላዊ፡ መ፡ ክፍላዊ ምዕ፡ ክፍላዊ፡?

ክፍላዊ፡ ክፍላዊ፡ ለ፡ መ፡ ክፍላዊ፡ ምዕ፡?

የክፍላዊ፡ ክፍላዊ፡ ምዕ፡ የጠቀሙት?

ክፍላዊ፡ ለክፍላዊ፡ ምዕ፡

ጥፋና

ክፍላዊ

ክፍላዊ፡ ምዕ፡ የክፍላዊ፡ ምዕ፡

ክፍላዊ፡ ምዕ፡?

ክፍላዊ፡ ክፍላዊ፡

ክፍላዊ

ምዕ፡ ክፍላዊ፡ ምዕ፡

የክፍላዊ፡ የክፍላዊ፡ የክፍላዊ፡

ክፍላዊ፡?

የክፍላዊ፡ የክፍላዊ፡ ክፍላዊ፡

ምዕ፡

ክፍላዊ፡ ክፍላዊ፡ ክፍላዊ፡

የክፍላዊ፡ ክፍላዊ፡ ክፍላዊ፡

ክፍላዊ፡ ምዕ፡

፩ን

ዐረፍተ፡ ነገሮች

እገባክህ፡ ገደብህን፡ ግክድህን?

የጊዜ፡ ክቆጣጠር

ዓከመ

ከቀኑ፡ ሁከት፡ ሰዓት፡ ነው።

በኪንዮሉያ፡ የጊዜ፡ ክቆጣጠር

ከገመሸቀ፡ ሁከት፡ ሰዓት፡ ነው።

ና፡ በክውሮዳ፡ የጊዜ፡ ክቆ

ሁከት፡ ሰዓት፡ ከገመሰት፡ ዳቂቃ፡

ጣጠር፡ መካከሉ፡ የሰገመንት፡

ነው።

ዓመት፡ መካከሉ፡ ክከ።

ሁከት፡ ሰዓት፡ ከጎጠ፡ ነው።

ከገመሰክ፡ እንደ፡ ኪንዮሉያ፡

ሁከት፡ ሰዓት፡ ከክሥራ፡ ከገመ

ክቆጣጠር፡ ክሥራ፡ ዘጠኝ፡

ሰት፡ ዳቂቃ፡ ነው።

መቶ፡ ሃምሳ፡ ከገመሰት፡ ዓ

ሁከት፡ ሰዓት፡ ከሀያ፡ ከገመሰት፡

መቶ፡ ምህረት፡ ሲሆን፡ ክ

ዳቂቃ፡ ነው።

ንደ፡ ክውሮዳ፡ ክቆጣጠር፡

ሁከት፡ ቀኑ፡ ነው።

ክሥራ፡ ዘጠኝ፡ መቶ፡ ስገሳ፡

ከሦስት፡ ሰዓት፡ ሀያ፡ ከገመሰት፡

ሦስት፡ ዓመቶ፡ ምህረት፡ ይ

ዳቂቃ፡ ጉዳይ፡ ነው።

ሆኗ።

ሁከት፡ ሰዓት፡ ከሠካሳ፡ ከገመ

ሰት፡ ዳቂቃ፡ ነው።

ከሦስት ሰዓት፡ ሩጥ፡ ጉዳይ፡ ገገምሸቱ፡ በክሬት፡ ሰዓት፡

ናሉ።

ክመጣኮሁ።

ሁከት፡ ሰዓት፡ ነገሮጣ፡ ከገመ ነገሩ፡ በከገመን፡ ሰዓት፡ ክ

ሰት፡ ዳቂቃ፡ ናሉ።

መጣኮሁ።

በጥዎት፡ ሠራዬን፡ ክሠራኮ ነገሩን፡ ወዲያ፡ ክከመጣገም።

ሁ።

ትናት፡ ማታ፡ መጣኹ።

ጥዎት፡ በክሬት፡ ሰዓት፡ መ ገከሌሁ፡ ሳምንት፡ በየቀኑ፡ ወዲ፡

ኪዳዬን፡ ክመጣኮሁ።

ትምህርት፡ ቤት፡ ይሄዱ፡ ናገሮ።

ነጥዎቱ፡ በክሬት፡ ሰዓት፡ ነገሩ፡ ወዲያ፡ ይመጣኮ።

መኪዳዬን፡ ክመጣኮሁ። በሚመጣሁ፡ ሳምንት፡ ይመጣኮ።

ነጥዓት፡ በጌካ፡ በሰጣት፡ ዳብዳቤሁን፡ ከነውታኮ።

ሰዓት፡ ክመጣኮሁ።

ክሚገኝ፡ ውሰጥ፡ ክገመሰገን፡

ማታ፡ ክንመጣኮን።

ዳመት፡ ያሌክኮሁ።

ጥያቄና፡ መከሰ፡

ጥያቄ

መከሰ

ጋዜጣ፡ እያነበብህ፡ ለጃሬ፡ እኛ፡ እንዴት፡ እንገኛለን፡፡

ታጠቅህ?

እንብሃኛልን፡ ጋዜጣ፡ ወይ፡ የከፈለህ፡ ክፍል፡ እንዴት፡ እንገኛለን፡፡

ሆኖት፡ እየሄዱ፡ ቁርባ፡

የባሉት?

ግዴታ፡ እያደረግኻል፡ ገንዘብ፡ ወይ፡ ገንዘብ፡ ለማግኘት፡ ወይ

ታገኛለህ?

አዎ፡ እየሠራኻል፡ ገንዘብ፡

ታገኛለህ፡፡

የሆኑ፡ እያረፉት፡ ወይ፡ እንዴት፡ እንገኛለን፡ ለሆኑ፡ ወይ፡ እያረፉት፡

ካ፡ መሄድ፡ እንችላለን?

መሄድ፡ እንችላለን፡፡

የብርቱካን፡ ጭማቂ፡ እየጠጠ፡ እኛ፡ የብርቱካን፡ ጭማቂ፡

ጠጠ፡ ቁርባ፡ የባሉት?

እየጠጠ፡ ቁርባ፡ የባሉት፡፡

የሆኑ፡ እየሄዱ፡ ኪራዩን፡ የባሉት፡ ወይ፡ ገንዘብ፡ እየሄዱ፡ የባሉት

ባሉት?

ካ፡፡

ሠራዊት፡ እየሠራኻል፡ ዳቦ፡ እኛ፡ ገንዘብ፡፡

ገንዘብ፡፡

ሉና፡ እየጠጠ፡ ወተት፡ እኛ፡ ወተት፡ ለጠጠ፡፡

ለጠጠ፡?

ጥያቄ

መልስ

ነገሩን ያውቃለሁ፡፡ ወይንም፡ ጥያቄ፡ ነገሩን ያውቃለሁ፡፡ ወይንም፡ ጥያቄ

ነገሩን ያውቃለሁ፡፡ ወይንም፡

ሁ፡ ነገሩን ያውቃለሁ፡፡ ወይንም፡

የሠራሁ?

እሠራሁ።

ቋንቋውን፡ ጥያቄ፡ ያለቀ ክፍል፡ ያለቀ ያለቀ ያለቀ።

ያለቀ?

አዎ፡ ይህንን፡ ወይንም፡ ነገሩን፡

አዎ፡ ጥያቄ፡ ክፍሉን፡ ያለ

ጥያቄ፡ ክፍሉን፡ ያለ

ሆኑ።

ሆኑ?

ገንዘብ፡ ጥያቄ፡ ወይንም፡

የሆነው፡ ወይንም፡ ክፍሉን፡ ያለ።

ወይንም፡ ወይንም፡ ክፍሉን፡ ያለ

ሆኑ?

ወይንም፡ ጥያቄ፡ ይህንን፡ ጥያቄ፡ ይህንን።

ጥያቄ፡ ይህንን?

ጥያቄ፡ ይህንን፡ ያለ

አዎ፡ ጥያቄ፡ ይህንን።

የሆነው?

አዎ፡ አዎ፡ ጥያቄ፡ ይህንን?

አዎ፡ ጥያቄ፡ ይህንን።

አዎ፡ ጥያቄ፡ ይህንን

አዎ፡ ይህንን፡ ያለ።

ሆኑ?

ጥያቄ

መልስ

ጌታዎን፡ እያመመግኑ፡ መዳ፡ ሥራ፡ ሂደት?

አዎ፡ እያመመግኑ፡ ሂደት።

ጂርመናዊው፡ እየሂደ፡ አመጣ ሌንዳውን፡ ያጠቀቀዋል?

አዎ፡ ያጠቀቀዋል።

ዲብዳቤውን፡ እያነበብህ፡ አናችሁ፡ ትናግራታህ?

አዎ፡ እያነበብሁ፡ እናግራታለሁ።

አምን፡ እዚህ፡ እየመጡ፡ እያድሩም?

ቤትም፡ ጠጣም፡ ሩቅ፡ ናሁ።

ብርድ፡ እየሆነ፡ ሂደት?

አዎ፡ ሂደት።

ብዙ፡ ገንዘብ፡ ሲኖርህ፡ የት፡ ትሂደህ?

መዳ፡ ጂርመን፡ እሂደሁ።

አምን፡ ጊዜ፡ ሲኖርህ፡ አትመጣም?

መዳሬት፡ እመጣለሁ።

ቋርስ፡ ሲበኑ፡ እየሂዱ?

አዎ፡ እየሁዋቸው።

ሥራችሁን፡ ከኛጩርሱ፡ የት፡ መሂዳ፡ ትራኮጋችሁ?

መዳ፡ ሲኒማ፡ ቤት፡ መሂዳ፡ እንራኮጋ?

አጎቶ፡ ሲመጣ፡ እያችሁት?

አዎ፡ እየሰው።

ገንዘብን፡ ሲያምጡ፡ እሁኑ ም፡ ቤት፡ ያሂዳሉ?

የአም፡ እሁኑም።

ጥያቄ

መልስ

ቋንቋን፡ ከመጣር፡ ስትረገጡ

ወደ፡ ውጭ፡ ጉዳዮች፡ መደብረው፡

ጉ፡ ሆኑ፡ ትህዳካችሁ?

ትምህርት፡ ጤን፡ እንህዳኩን።

እክለችህ፡ ወደ፡ እዚህ፡ ነገር

እንሆን፡ ሆኖ፡ ውስጥ፡ ታር

ማ፡ ስትመጣ፡ ሆኑ፡ ታር፡

ፋኮች።

ኮች?

የቤቱን፡ ኪራይ፡ ስትከፍኩ፡

ገብቤቱን፡ እንጠራዎኩን።

ምን፡ ታደርጋካችሁ?

ሶካምታ፡ ሲሰጥህ፡ መልሱ

እኛ፡ እሰጠዎኩ።

ህ፡ ትሰጠዎኩህ?

ሲረዳ፡ ጤን፡ ሲህዱ፡ እሰላፍ

እኛ፡ እሰላፍዎቻል።

ው?

ከሰላፍት፡ ወደ፡ እመሪካ፡ ስት

ዋስንግታንን፡ ማሞት፡ እንረገጥ

ህዱ፡ ምን፡ ማሞት፡ ትረገጡ

ኮን።

ካችሁ?

እን፡ ከሰጥ፡ ገንዘብ፡ ሲኖረው፡

መጣር፡ ይረገጡ።

ምን፡ መሥራት፡ ይረገጡ?

መኪና፡ ሲሰጡህ፡ ምን፡

ከእገት፡ ከእኛ፡ እሰጠዎኛ

ታደርገዎኩህ?

ኩ።

ጥያቄ

መጠኑ

ባከቤትህ፡ ስትመጣ፡ የት፡ ወደ፡ ቤቱ፡ መሄድ፡ እችላለሁ።
መሄድ፡ ትችላለህ?

ከስኔ፡ ጋር፡ አብሮ፡ ሲመጣ፡ የከም፡ ሲመጣ፡ አካዎኛውም።
አያችሁት?

ገንዘብን፡ ሳይሰጥህ፡ የት፡ የት፡ እንዲሄድ፡ አካውቆም።
ሄደ?

ገንዘብ፡ አቆጣጠር፡ ሳያውቅ፡ አዎ፡ አገኛ።
ሥራ፡ አገኛ?

ሥራ፡ ሳንጫርስ፡ ቁርስ፡ የከም፡ እንጠካም።
እንጠካም?

የብርቱካን፡ ጭማቂ፡ ሳይጠጠ፡ የከም፡ አይጠኩም።
ጠ፡ ቁርስ፡ ይጠካኩ?

ወንድምህን፡ ሳታይ፡ ተመሰ፡ አዎ፡ ተመከሰሁ።
ከሰህ?

ወደ፡ አገራችን፡ ስንሄድ፡ እና አዎ፡ እንጠይቅ።
ታችንን፡ እንጠይቅ?

ገንዘብ፡ ሳገኛ፡ ወደ፡ ጠቀማ፡ የከም፡ አትችሉም።
መሄድ፡ እችላለሁ?

ድርሰት

የኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ፣ የጊዜ፣ ንቅጣጠር፣ ነገሥት ለጊዜ
 ዲሞክራሲ፣ በገጠና፣ መንግሥት፣ የተከሰተ፣ ነገር። ሌሎችም፣ ነገር
 ዲሞክራሲ፣ ልማት፣ ጥራት፣ ዓመቱ፣ ምህጋዊ፣ ደራሲ፣ ነገር።
 ከምሳሌ፣ ጸጋ፣ ኢትዮጵያ፣ ንቅጣጠር፣ የመጀመሪያው፣
 ሠር፣ መስጠትም፣ ሲሆን፣ የመጨረሻው፣ ሠር፣ ዲሞክራሲ፣
 ዲሞክራሲ፣ ነገር። የሰዓት፣ ንቅጣጠርም፣ ነገሥት ዲሞክራሲ
 ፣ ንቅጣጠር፣ በጣም፣ የተከሰተ፣ ነገር። ከምሳሌ፣ ነገር
 ዲሞክራሲ፣ ክፍት፣ ሰዓት፣ ሲከፈት፣ ኢትዮጵያ ዲሞክራሲ፣ ክፍት፣
 ሰዓት፣ ይካሄዳል።

ቀድሞ፣ ከጊዜ፣ ጥንት፣ በክፍት፣ ሁኔታ፣ ሰዓት፣ ጸጋ
 ዲሞክራሲ፣ ተጠናክሮ ገኘ። በጸጋ፣ ቀን፣ ሠር፣ ሃይል፣ ክፍት፣
 ሰዓቶች፣ ክፍት። በጸጋ፣ ሰዓት፣ ሠር፣ ጥራት፣ ስጦት፣ ዲሞክራሲ
 ዎች፣ ክፍት። በጸጋ፣ ዲሞክራሲ፣ ሠር፣ ዲሞክራሲ፣ ስጦት፣
 ሲጠበቅ፣ ክፍት። ጸጋ፣ ኢትዮጵያ፣ ንቅጣጠር፣ ቀድሞ
 ግ፣ ከጊዜ፣ ጥንት፣ ክፍት። ጠቅላይ፣ ነገሥቶች፣ ልማት፣
 ጥራት፣ ጠቅላይ፣ ደራሲ፣ ቀን፣ ነገር። ነገሥቶች፣ ልማት፣
 ጥራት፣ ሠር፣ ከጊዜ፣ ነገር።

ጥያቄዎች፡

በኢትዮጵያ ወይም በሌላ አገር፡ በአውሮጳ ወይም በሌላ አገር፡ የጊዜ፡ አቆጣጠር፡ ምን፡ ልዩነት፡ አለ?

ለደንበኞች፡ አገልግሎት፡ ስላለ?

ለደንበኞች፡ አገልግሎት፡ ስላለ?

የኢትዮጵያ፡ የመጀመሪያው፡ ወር፡ ማን፡ ይገኛል?

የኢትዮጵያ፡ የመጨረሻው፡ ወር፡ ማን፡ ይገኛል?

ቀኑ፡ ከሌሎች፡ አገልግሎት፡ ለማግኘት፡ ስላለ?

በአገር፡ ቀን፡ ወሰን፡ ስላለ? ለደንበኞች፡ አገልግሎት፡ ስላለ?

በአገር፡ ደንበኞች፡ ወሰን፡ ስላለ? ለደንበኞች፡ አገልግሎት፡ ስላለ?

አገር፡ ኢትዮጵያ፡ አቆጣጠር፡ ቀኑ፡ ከሌሎች፡ ስላለ?

ለደንበኞች፡ አገልግሎት፡ ስላለ?

ቀኑ፡ መቼ፡ ይጀምራል?

ከሌሎች፡ መቼ፡ ይጀምራል?

ክስሌ፡ ሦስተኛ፡ ጉምህርት፡

ጓግግር

ዓከመ

ዋጋው፡ ስንት፡ ነው?

ዲግሞ፡ ወረቀት፡ ቀከምና፡

ነጠዳ

ክንቦጠጠ፡ ያሰጠኝ።

ሦስት፡ ጠር፡ ነገሃምሳ፡ ጎን

ጠቅካካው፡ ዋጋ፡ ስንት፡ ነው?

ቲም፡ ነው።

ነጠዳ

ዓከመ

ክምስት፡ ጠር፡ ነው።

በጣም፡ ወድ፡ ነው?

የኛውና፡ ጌቶ።

ነጠዳ

የከም፡ ያይ፡ የገጠያ፡ ዋጋ፡

ነው።

ዓከመ

ዐረፍቶ፡ ነገሮች፡

ቆናሽ፡ ክደዳርጉም?

ጠረዲሃው፡ ክጠገብ፡ ገከው፡

ነጠዳ

ወንጠር፡ ካይ፡ ለቀመን፡ ነው።

ዲንጠኛቱ፡ ስከሆኑ፡ ሃምሳ፡

ክንቶ፡ በጥቅር፡ ቀከም፡ ክደዳ

ሃንቲም፡ ቆናሽ፡ ክደር

ይ፡ ክመግሮኛ፡ ድሕሌት፡ ሌት

ግጥምታከሁ።

መግር፡ ነው።

ዓከመ

ክርሰዎ፡ ከወጃኛዎ፡ ጥቅር፡

የሁን፡ ክወስዱዎከሁ።

ጫማ፡ ከሰጡ፡ ነው።

ክስቸጋገራውን፡ ዐረፍቶ፡ ነገር፡ ክስቸጋው፡ ሰማያዊ፡ መኪና፡
 ወደ፡ ክንግካገሮ፡ ልቶቶ ላይ፡ ነው፡፡
 ሊገመ፡ ነው፡፡ ገረገረ፡ ቀከም፡ ልንድ፡
 ለቶን፡ ለጫ፡ ቀከም፡ ሊቀገ፡ ነው፡፡
 ነው፡፡ ልቶንገረ፡ ነው፡፡
 ቆንጆዋ፡ ልጅገረ፡ ክቶ፡ ጅ ዐረፍቶ፡ ነገሩን፡ ለቀከኩ፡
 ነን፡ ክመገሮ፡ ከመገባታመገር፡ ሊያስተውኩ፡ ነበር፡፡
 ልቶጊቆ፡ ነው፡፡

ጥያቄና፡ መከሰ፡

ጥያቄ

መከሰ

ክመገሮ፡ ወሰንን፡ ስንት፡ ሰ ለገም፡ ገዛ፡ ሰዎች፡ ሊገቡ፡
 ዎች፡ ሊገቡ፡ ይረጋገጣሉ? ይረጋገጣሉ፡፡
 ክቶ፡ ለሰንጠረዥ፡ ሰከ፡ ለቶ፡ ክዎ፡ ደሰ፡ ሊከሰ፡ ቻኮ፡፡
 ደሰ፡ ሊከሰ፡ ቻኮ?
 ክገብሮ፡ ክገብሮ፡ ሊመጡ፡ ለከም፡ ሊመጡ፡ ክረጋገጣሉ፡፡
 ይረጋገጣሉ?

ጥያቄ

መልስ

ወደ ሥራ ልንሄድ ነው?

አዎ ልንሄድ ነው።

አጥፋኝ መድኃኒት ልንገኝ

ጠላት ገደብ ልንገኝ ነው።

ሰጠዎት ነው?

ንግድ ለማግኘት ነው?

የአገር ለማግኘት ነው።

ነው?

አመጣኛ ማን ነው?

የሰጠው ነው።

ዛሬ ጠላት ገደብ ሰጠ

አመጣኛ ገደብ ሰጠ

ልንገኝ ነው?

ልንገኝ ነው።

አገር ለማግኘት ነው?

አገር ለማግኘት ነው።

ነው?

አገር ለማግኘት ነው።

አገር ለማግኘት ነው?

አገር ለማግኘት ነው።

አገር ለማግኘት ነው?

አገር ለማግኘት ነው?

አገር ለማግኘት ነው።

አገር ለማግኘት ነው?

አገር ለማግኘት ነው?

አገር ለማግኘት ነው።

አገር ለማግኘት ነው?

አገር ለማግኘት ነው?

አገር ለማግኘት ነው።

አገር ለማግኘት ነው?

አገር ለማግኘት ነው።

ንጾታ

መለኮ

የሰውቤወደ፡ ሰዓዎ፡ እንደደገ፡ ከንድ፡ ሰው፡ ነገረን።

ጠቅላይነት፡ ያዘኛሁ?

በሁከት፡ ሰዓት፡ ጠላጣ፡ የት፡ ወደ፡ ቤተ፡ ክርስቲያን፡ ጠቅላይ፡

ጠቅላይ፡ ትሬትገብህ?

እጠጋለሁ።

እኛ፡ ለዓለም፡ የት፡ ለደህረ፡

እኛ፡ ለሰው፡ ወደ፡ ለደህረ፡

የትገብ?

የትገብ።

እኛ፡ ገንዘብ፡ ወደ፡ እገራችን፡ እኛ፡ ትገብኛለሁ።

ጠቅላይ፡ እንዴትገብ?

ደግሞ፡ ለሰውነት፡ ጠቅላይ፡ እኛ፡ እንዴትገብ?

እ፡ ትሬትገብኛለሁ?

እኛ፡ እገራችሁ፡ ጠቅላይነት፡ እኛ፡ እንዴትገብ?

የወጡ፡ ትሬትገብኛለሁ?

እኛ፡ ጠቅላይ፡ ጠቅላይነት፡ እኛ፡ እጠጋለሁ።

የጠጋለሁ?

በእንደ፡ ሰዓት፡ ወደ፡ የሰዓት፡ የሰዓት፡ የሰዓት፡

እንደ፡ ጠቅላይ፡ የትገብ?

እኛ፡ ጠቅላይ፡ ወደ፡ እኛ፡ ጠቅላይ፡ የትገብ።

በየወሩ፡ የትገብኛለሁ? የሰዓት፡ የትገብኛለሁ።

ጥያቄ

መልስ

ከጋዜጣው፡ ንስር፡ ሣንፋግ፡ ንዎ፡ ክሰጥላላሁ።

ንሰጭኮኛኮሽ?

የኮዎ፡ ክሰጥላላሁ።

ውዱን፡ መደራረፍ፡ ከክቶ፡ ከሰጣ፡ ንዎ፡ ሸጥላላኛ።

ሸጥላላኛ?

የኮዎ፡ ክሰጥላላኛ።

ከቤቱ፡ ካራፊ፡ ቅናሽ፡ ታደር ንዎ፡ ክደርግካቸዋላሁ።

ግካቸዋላሁ?

የኮዎ፡ ክካደርግካቸውዎ።

ደንበኛ፡ ወረቀት፡ ንገዛኮኛ ንዎ፡ ክንገዛላላኛ።

ካቸሁ?

የኮዎ፡ ክንገዛላላኛ።

ክንገሰ፡ ንገን፡ ካሰጥላላሁ፡ ንዎ፡ ክንገሰጥላላኛ።

ንገሰጥላላኛ?

የኮዎ፡ ክንገሰጥላላኛ።

ቤጫውን፡ ቀኮዎ፡ ወደ፡ ቤቱ ንዎ፡ ክንወሰድካላላኛ።

ዎ፡ ክወሰድካላላኛ?

የኮዎ፡ ክንወሰድካላላኛ።

ጠረጴዛውን፡ ክሰጥላላኛ ንዎ፡ ክንሰጥላላኛ።

ሁ?

የኮዎ፡ ክንሰጥላላኛ።

ደንበኛውን፡ ወደ፡ ክንገሰጥላላኛ ንዎ፡ ክንገሰጥላላኛ።

ኛ፡ ክንገሰጥላላኛ?

የኮዎ፡ ክሰጥላላኛ።

ዎህን፡ ወረቀት፡ ንገር፡ ታንገላ ንዎ፡ ክንገሰጥላላኛ።

ኛኮሽ?

የኮዎ፡ ክካንገሰጥላላኛ።

ጥያቄ

መከሰ

ከከበዱ፡ ከከ፡ ትምህርት፡ ቤቅ፡ ከዎ፡ እናገርከታከሁ።

ትናገርከታከህ?

የከም፡ ክቴናገርከትም።

ከከበዱን፡ እስክታየው፡ ድረስ፡ ከከርከዎ፡ ጋር፡ መቆየት፡ እረከ

መቆየት፡ እረከጋከህ?

ጋከሁ።

ሠራውን፡ እስኪመረርሰ፡

ከዎ፡ እዚህ፡ ይቆያሉ።

ድረስ፡ እዚህ፡ ይቆያሉ?

ዱብዳቤውን፡ እስክትጽፍ፡

ከዎ፡ መጠጣት፡ ትችላለህ።

ድረስ፡ እኔ፡ ጡና፡ ልጠጣ?

በከ፡ ኢትዮጵያ፡ እስክትገቡ፡

ከዎ፡ ህዳ፡ ትምጣ።

ውጭ፡ ጉዳዩ፡ መደሰታላል፡

ህዳ፡ ትምጣ?

እስክህሁን፡ ምን፡ ትሠሩ፡ ነጠር? እዚህ፡ ሐቀምጠን፡ ነጠር።

ቋረኩ፡ እስክንገባ፡ ድረስ፡

መድ፡ ጡና፡ ለት፡ መህዳ፡ ይረ

ት፡ መህዳ፡ ይረከጋከ?

ከጋከ።

ገንዘብ፡ እስክንገብው፡ ድረ

የከም፡ ክቆያሉም።

ስ፡ ወደ፡ ክገሩ፡ መህዳ፡

ክቆያሉም?

እስከሐረግህ፡ እስኪጠቀሱ፡

የከም፡ ክቴናገርም።

ድረስ፡ እትናገርም?

ጥያቄ

መከራ

ዲብዳቤውን፡ ጠየቅህ፡ ከዎ፡ ክውቆ፡ ነገር።

ዲብዳቤውን፡ ጠየቅህ፡ ከዎ፡ ክውቆ፡ ነገር።

ክውቆ፡ ነገር?

ቤት፡ ጠየቅህ፡ ከዎ፡ ክውቆ፡ ነገር።

ክውቆ፡ ነገር? ጠየቅህ፡ ከዎ፡ ክውቆ፡ ነገር።

ጠየቅህ፡ ከዎ፡ ክውቆ፡ ነገር።

ጠየቅህ፡ ከዎ፡ ክውቆ፡ ነገር።

ጠየቅህ፡ ከዎ፡ ክውቆ፡ ነገር።

ጠየቅህ፡ ከዎ፡ ክውቆ፡ ነገር።

ጠየቅህ፡ ከዎ፡ ክውቆ፡ ነገር።

ጠየቅህ፡ ከዎ፡ ክውቆ፡ ነገር።

ጠየቅህ፡ ከዎ፡ ክውቆ፡ ነገር።

ጠየቅህ፡ ከዎ፡ ክውቆ፡ ነገር።

ጠየቅህ፡ ከዎ፡ ክውቆ፡ ነገር።

ጠየቅህ፡ ከዎ፡ ክውቆ፡ ነገር።

ጠየቅህ፡ ከዎ፡ ክውቆ፡ ነገር።

ጠየቅህ፡ ከዎ፡ ክውቆ፡ ነገር።

ጥያቄ

መጠኑ

ክፍሉን፡ ጎረቤቶቻችን፡ ያ ጎረቤቶቻችን፡ ጎረቤቶቻችን፡

ጎረቤቶቻችን፡ ጎረቤቶቻችን፡

ጎረቤቶቻችን?

ቀረብህን፡ ጎረቤቶቻችን፡ ጎረቤቶቻችን ጎረቤቶቻችን፡ ጎረቤቶቻችን፡ ጎረቤቶቻችን፡

ጎረቤቶቻችን፡ ጎረቤቶቻችን፡ ጎረቤቶቻችን፡ ጎረቤቶቻችን፡

ጎረቤቶቻችን?

ድርሰት፡

ጎረቤቶቻችን፡ ጎረቤቶቻችን፡ ጎረቤቶቻችን፡ ጎረቤቶቻችን፡ ጎረቤቶቻችን፡

ጎረቤቶቻችን፡ ጎረቤቶቻችን፡ ጎረቤቶቻችን፡ ጎረቤቶቻችን፡ ጎረቤቶቻችን፡

ጎረቤቶቻችን፡ ጎረቤቶቻችን፡ ጎረቤቶቻችን፡ ጎረቤቶቻችን፡ ጎረቤቶቻችን፡

ጎረቤቶቻችን፡ ጎረቤቶቻችን፡ ጎረቤቶቻችን፡ ጎረቤቶቻችን፡ ጎረቤቶቻችን፡

ጎረቤቶቻችን፡ ጎረቤቶቻችን፡ ጎረቤቶቻችን፡ ጎረቤቶቻችን፡ ጎረቤቶቻችን፡

ጎረቤቶቻችን፡ ጎረቤቶቻችን፡ ጎረቤቶቻችን፡ ጎረቤቶቻችን፡ ጎረቤቶቻችን፡

ጎረቤቶቻችን፡ ጎረቤቶቻችን፡ ጎረቤቶቻችን፡ ጎረቤቶቻችን፡ ጎረቤቶቻችን፡

ጎረቤቶቻችን፡ ጎረቤቶቻችን፡ ጎረቤቶቻችን፡ ጎረቤቶቻችን፡ ጎረቤቶቻችን፡

ክብቱ፡ ክንዳረኅሁ፡ ክወቅድ፡ ሐሙስ፡ ወቂም፡ ክረብ፡
 መጥቶ፡ ክወገዳዎክሁ፡ ብኡ፡ ሄዱ።

ጥያቄዎች፡

ክቶ፡ ዓከሙ፡ ምን፡ ከመግዛት፡ ወደ፡ ሱቅ፡ ሄዱ?

ክቶ፡ ዓከሙ፡ ክመጥን፡ ሱቅ፡ ገገ?

በክቶ፡ ነገገዳ፡ ሱቅ፡ ውስጥ፡ ምን፡ ነገረ?

ክቶ፡ ዓከሙ፡ ክቶ፡ ነገገዳን፡ ምን፡ ጠየቀሁ?

ክቶ፡ ዓከሙ፡ ቦረኅሁን፡ ከምን፡ ክኮገዛሁም?

ክቶ፡ ዓከሙ፡ ቦረኅሁን፡ ከመግዛት፡ መቼ፡ ክመጣክሁ፡ ብኡ፡ ሄዱ?

በኅምንቶ፡ ውስጥ፡ ያኩንን፡ የቀረቡት፡ ከምን፡ ንገረኝ?

ከሰሌ፡ ከሌቀኛ፡ ትምህርት፡

ገገግር

ዳከሙ

ዳከሙ

መኪናዬ፡ ሙሉን፡ ገንዘብን፡ ከሁን፡ ሥራ፡ ስራ፡ ስራ፡ መኪና
መምርኮኝ፡፡ ፍላጎት፡ ትቸሙ፡ ክሄዳኩሁ፡፡

ከማ

ምን፡ ያህሉ፡ ለመምርኮ
ዎች?

ዳከሙ

ዐረፍተ፡ ነገሮች፡

ከሰራ፡ ከቶሮ፡ መምርኮኝ፡፡

የህ፡ ገርጎጣ፡ ነው፡፡

ከማ

የቺ፡ ካም፡ ልኛ፡፡

ገራገ፡ ዘቆቶን፡ ለቆሉ

የህኛሙ፡ ሙሻ፡ ነው፡፡

ዎች?

የቺኛዎ፡ ልመን፡ ልኛ፡፡

ዳከሙ

ከነዚህ፡ ሾሚዘች፡ ልቸሙ፡፡

ክዎ፡፡ ልግም፡ ገመገሙ፡

ክኛህ፡ ክገሉ፡ ልቸሙ፡፡

ከሌናዳገኝ፡ ነውና፡

ክኛህ፡ ለንድም፡ ልቸሙ፡፡

ክገሰህ፡ ክድሰኮኝ፡፡

ያ፡ ነገች፡ ነው፡፡

ከማ

ያቺ፡ ክህያ፡ ልኛ፡፡

ግብዥ፡ ከመቆየት፡ ገንዘብ፡

ያኛሙ፡ ሌሊት፡ ነው፡፡

ክድሰኮኝ፡፡

ያቺኛዎ፡ በቅኩ፡ ናች። ክኒያ፡ ክክብቲ፡ ናቸው።
 ክክዚያ፡ ክገገቶች፡ ናቸው። ክናኛ፡ ክጐቶቶ፡ ናቸው።

ጥያቄና፡ መጠቀም፡

ጥያቄ

መጠቀም

ገንዘብ፡ ለምርጫ፡ ናሮ፡ የች፡ ወዲ፡ ክጎረቤት፡ ክሄዱ፡
 ክሄዱ፡ ናብሮ?

ናብሮ።

ከጠቅላይ፡ ጠቅላይ፡ ናሮ፡ ክዎ፡ ክገገኛች፡ ናብሮ።

ክጠቅላይ፡ ክገገኛች፡ ናብሮ?

ክከሮ፡ ጠቅላይ፡ ለምርጫ፡ ናሮ፡ ክዎ፡ ክጠቅላይ፡ ናብሮ።

ክምር፡ ክጠቅላይ፡ ናሮ፡

ናብሮ?

ምርጫ፡ ለምርጫ፡ ናሮ፡ ወዲ፡ ለምርጫ፡ ጠቅላይ፡ ክሄዱ፡

የች፡ የሄዱ፡ ናብሮ?

ናብሮ።

ክከሮ፡ መምህራን፡ ክገገኛች፡ ናሮ፡ ለምርጫ፡ ክምር፡ ክገገኛች፡

ክምር፡ ለምርጫ፡ ናሮ፡

ናሮ።

ናሮ፡ ለምርጫ፡ ክገገኛች፡ ናብሮ?

ጥያቄ

መሪ

ሰውዬው፡ ዳንጠኛቸው፡ ለ ያሰር፡ ገባር፡ ቅናሽ፡ እናዳር
 ሆኖ፡ ኖሮ፡ ቅናሽ፡ ታዳር ግኑ፡ ነገር።
 ገኑ፡ ነገር?

ኮግሎን፡ እገባህ፡ ልሳን፡ ምንም፡ አካላት፡ ነገር።
 ገባህ፡ ኖሮ፡ ምን፡
 ገኑ፡ ነገር?

ወረቀት፡ ለኖርሽ፡ ኖሮ፡ ዳ አዎ፡ እድፍከት፡ ነገር።
 ገባህ፡ እድፍከት፡ ነገር?

እድህ፡ አጠግ፡ ልሳን፡ ገኑ፡ እንደሆነው፡ ነገር።
 ለኖራቸው፡ ኖሮ፡ ምን፡
 ታዳርጉት፡ ነገር?

ገንዘብ፡ ለኖሮህ፡ ኖሮ፡ ሌሊ አዎ፡ እገዛ፡ ነገር።
 ገኑ፡ እገዛ፡ ነገር?

ገመገሞህ፡ ልሳን፡ ገንዘብ ወደ፡ ረውዮርት፡ እህድ፡ ነገር።
 ን፡ ለኖሮህ፡ ኖሮ፡ ሆኖ፡
 እህድ፡ ነገር?

ቅናሽ፡ ገባህ፡ ኖሮ፡ አህ አዎ፡ እንደሆነው፡ ነገር።
 ያኖ፡ ገባህ፡ ገንዘብ
 ልሳን፡ ነገር?

ጥያቄ

መልስ

ብዙ: ፋላጊዎች፣ ቢኖሩም፣ ከመሞታት፣ ከሌሎች፣
 ኖሮ፣ ምን፣ ሆነ፣ ሆኖም ነገር።
 ፋይዳ፣ ነገር?

ብዙ፣ ገንዘብ፣ ገቢ፣ ክፍያ፣ ክፍያው፣ ክፍያው፣ ያገኙ፣ ነገር።
 ኖሮ፣ ከገቢ፣ ያሰጠው፣ ነገር?

ከደንበኞች: ፋላጊ፣ ከደንበኞች ሠራተኛው፣ ከደንበኞች፣ ይገኛል።
 ሆኖ፣ ነገር፣ ሌሎች፣ ኖሮ፣ ነገር።
 ምን፣ ያደራገው፣ ነገር?

ክፍያ: ነገር፣ ሌሎች፣ ኖሮ፣ ጭማሪ፣ ከገንዘብ፣ ነገር።
 ምን፣ ትገንዘብ፣ ነገር?

ዛሬ፣ ጥያቄው፣ ለሆነ፣ ኖሮ፣ ሠራተኛው፣ ሌሎች፣ ከገንዘብ፣
 ምን፣ ከገንዘብ፣ ነገር? ነገር።

መሥሪያ: ገቢው፣ ኖሮ፣ ጠቅላይ፣ ይህም፣ ነገር።
 ሠራተኛው፣ ከገንዘብ፣ ይህም፣ ነገር?
 ይህም፣ ነገር?

ጥያቄ

መጠኑ

እመረገገ፡ ጠሃዳኙሁጠ፡ 2ዜ፡ እዎ፡ አዎናው።

ዎሽንግቶንን፡ አዎኙሁ? የከም፡ አካዎናውም።

ከጠፍ፡ ጠመግመግጠ፡ 2ዜ፡ እዎ፡ ያሠራ፡ ነጠሮ።

ያሠራ፡ ነጠሮ? የከም፡ አያሠራም፡ ነጠሮ።

ሴትዶዎ፡ እዚህ፡ ጠመግጠ፡ እዎ፡ እኮጅዎ፡ ጤት፡ አረፈኝ።

ጠ፡ 2ዜ፡ እኮጅዎ፡ ጤት፡ አረፈኝም።
፡ አረፈኝ?

ዱጎግግግ፡ ጠፍጠ፡ 2 እዎ፡ እጎግግ፡ ነጠሮሁ።

ዜ፡ እጎግግ፡ ነጠሮህ? የከም፡ እጎግግ፡ እኮነጠሮሁም።

ጠፍጠ፡ ጎምን፡ አገ፡ እዎ፡ አዎሁ።

እፍትህን፡ አዎህ? የከም፡ አካዎሁም።

ጠመግመግጠ፡ መግጠ፡ እዎ፡ እራግጠ።

እጎግግ፡ ጠፍ፡ ነጠሮ የከም፡ እኮግጠም።

ርክ፡ መሃዳ፡ እራግጠ
ኮህ?

ጠመግመግጠ፡ ተሳጠ፡ እመግ እዎ፡ ያራግጠ።

ርክ፡ ከመግጠ፡ ያራግጠ የከም፡ አያራግጠም።
ኮህ?

ጥያቄ

መከታ

እስታላሚያ: እስላሚያዎች: ሳን?
ሳን?

እዎ: እስላሚያዎች: ሳን::
የከም: እስላሚያዎች: እየዳከኙም::

በሚመጣው: ጎምንት: ሴት
የዎን: ታመጡዎታካኙ
ሁ?

እዎ: እናመጣታከን::
የከም: እናመጣንም::

ሴትዎ: መጣኙ?

እዎ: መጣኙ::
የከም: እኮመጣኙም::

ሥራቸውን: በሚሠሩበት:
ጊዜ: ወደ: ቤታቸው: ች
ሂደክህ?

እዎ: እሂደክሁ::
የከም: እኮሂደኩም::

ገከሁ: ቅዳሚ: ወደ: ሱቅ:
ሂደኙሁ: ነገር?

እዎ: ሂደን: ነገር::
የከም: እኮሂደኔንም::

የሁኔታ: ጉዳይ: ሚኒስትሩ:
ወደ: እናንተ: እገር: የመ
ጣክ?

እዎ: የመጣክ::
የከም: እየመጣኩም::

ሥራህን: ነገረሁክ: ሰዓት:
በሬት: ገንዘብ: ወደ:
ቤትህ: እገር: እንሂደ
ከን?

እዎ: እንሂደክን::
የከም: እንሂደኩም::

ጥያቄ

መከታ

ከያንዳንዱ ሰው፡ ሦስት፡ ሦስት ከዎን፡ ጥፋ፡ ነው።
 ከት፡ ላብ፡ በየወጥ፡ ቢገባ የከዎ፡ ጥፋ፡ ከያዳከዎ።
 ሌ፡ በጣዎ፡ ጥፋ፡ ነው?
 ጋዜጣውን፡ ከከንግሪ ዝኛ፡ ከዎን፡ በጣዎ፡ ጥፋ፡ ነው።
 ወዳ፡ ከሰጥርኛ፡ ቢተረፍ የከዎ፡ ጥፋ፡ ከያዳከዎ።
 ወሎት፡ በጣዎ፡ ጥፋ፡ ነው?
 ከጃገረድዎ፡ ወዳ፡ ትገደህረት፡ ከዎ፡ መሃዳ፡ ትኛካከኛ፡
 ቤት፡ ከመሃዳ፡ ላቶሊ የከዎ፡ ከትኛከዎ።
 ከጣ፡ መሃዳ፡ ትኛካከኛ?
 ሁከት፡ የመገገና፡ ጎረቤት ከዎን፡ ይኛካከ።
 ኛ፡ ቢኖሩህ፡ ከንዱን፡ የከዎ፡ ከያዳከዎ።
 መላሰድ፡ ከኛካከሁ?
 የሁከት፡ ላብ፡ ቤንዚን፡ ከመ ከዎን፡ ያዳርሰዎህ።
 ከገደው፡ ወሰን፡ ቢገባ የከዎ፡ ከያዳርሰውዎ።
 ምሩክት፡ ዋሽንግተን፡
 ያዳርሰዎህ?
 በሚመጣው፡ ከሁዳ፡ ወዳ፡ ከዎን፡ ከንሃዳከን።
 ቢኖር፡ ቤት፡ ትሃዳካኛሁ? የከዎ፡ ከንሃዳዎ።

ጥያቄ

መከታ

ወንጠርዎን፡- ወሳዳችሁ?

ከዎን፡- ወሳዳችሁ።

የከም፡- ከኮወሳዳችሁም።

ዱብዳቤውን፡- በሚያነቡበት፡

ከዎን፡- ክጠጣ፡ ነገር።

ጊዜ፡ ከንቀ፡ ጡና፡ ትጠጣ፡

የከም፡- ከኮጠጣም፡ ነገር።

ነገር?

የቤቱን፡- ገሬላ፡- በነገራት፡ ጊዜ፡

ከዎን፡- ክንሰጠዎኮን።

በርሳህን፡- ትሰጡታኮች

የከም፡- ክንሰጠውም።

ሁ?

ከንቀ፡- ቤት፡- በሚመጣበት፡

ከዎን፡- ያብካቴ።

ቋንቋ፡- ምሳሌን፡- ያብካቴ?

የከም፡- ክያብካጃም።

ክሚሮ፡- በሚገኝበት፡- ብዙ፡

ከዎ፡- ብዙ፡- ቋንቋ፡- ክወቀ።

ክዲብ፡- ቋንቋ፡- ክወቀ?

የከም፡- ብዙ፡- ቋንቋ፡- ክካወቀም።

ሥራ፡- በሚሠራበት፡- ቋንቋ፡

ከዎን፡- ያገኛሉ።

ብዙ፡- ገንዘብ፡- ያገኛሉ?

የከም፡- ክያገኛም።

በወንጠር፡- ካቶ፡- በሚቀመጥ

ከዎን፡- ያነጠጣሉ።

በት፡- ጊዜ፡- መድሃኒት፡- ያነጠጣሉ?

የከም፡- ክያነጠጣሉም።

ብሉ?

ጥያቄ

መልስ

ከሆኑት፡ ገከቦት፡ ጠዘ፡ ገን ስዎን፡ ስገን።
 ዘገ፡ በመክፈት፡ በጣ የከም፡ ስካገንም።
 ም፡ ጥሩ፡ ክፍት፡ ስገን?
 ሀዳ፡ ገከቦት፡ ቋንቋ፡ ቶኦ፡ ስዎ፡ ቶኦ፡ የክፍት፡
 የክፍት?
 የከም፡ ስየክፍትም።
 ሀዳውን፡ በመክፈት፡ ም ስዎ፡ ዱሱ፡ ስከው።
 ክንያት፡ ዱሱ፡ ስከው?
 የከም፡ ዱሱ፡ ስካከውም።
 በሰዓቱ፡ በመደረገው፡ ዱ ስዎን፡ ዱሱ፡ ስከኝ።
 ሱ፡ ስከኝ?
 የከም፡ ዱሱ፡ ስካከኝም።
 ከንቋኝሁን፡ ከገ፡ ወሰዱገ ስዎን፡ ወሰዱገን።
 ኝሁ?
 የከም፡ ስከወሰዱገንም።
 በየጊዜው፡ ከከክ፡ ትዳውኮ ስዎን፡ ስዳውኮካታሁ።
 ካታሁ?
 የከም፡ ስከዳውኮካታም።
 ስንድ፡ ገርፎግፍ፡ ስንድ፡ ሰ ስዎ፡ ዱሱ፡ የከኛ።
 መገዝ፡ ገታመጣክህ፡ የከም፡ ዱሱ፡ ስየከኛም።
 ዱሱ፡ የከሃ።
 ከከርሳሱ፡ ሃሰት፡ ሃንቲም፡ ስዎ፡ መከካም፡ ነው።
 ገሰጣት፡ መከካም፡ የከም፡ መከካም፡ ስየዳከም።
 ነው?

ንጥረ	መጠን
ሰማያዊ፡ መኪናውን፡ ካወ	ከዎን፡ ቶራክጋጥ።
ካዳጎን፡ ቶራክጋጥ?	የካዳጎን፡ ከቶራክጋጥ።
ጭማቸውን፡ ሸጠገቸው?	ከዎን፡ ሸጠገቸው።
	የካዳጎን፡ ከኮሸጠገቸው።
በመኪናው፡ ልሳን፡ ዘቆን፡	ከዎን፡ ጫመረ።
ጫመረ?	የካዳጎን፡ ከኮሸጠገቸው።
ክግዳ፡ የመኪናው፡ ጎማ፡	ከዎን፡ ሌላካጎን።
ሌላካጎን?	የካዳጎን፡ ከኮሸጠገቸው።
ከህያቸውን፡ ያከሙ፡ ወሳዳ	ከዎን፡ ወሳዳገቸው።
ገቸው?	የካዳጎን፡ ከኮሸጠገቸው።
ያከሙ፡ የክግዳን፡ ዘቆን፡	ከዎን፡ ጫረሳጎን።
ጫረሳጎን?	የካዳጎን፡ ከኮሸጠገቸው።
ከኮሮ፡ ሣንጥጥ፡ ብንሳንጥ፡	ከዎን፡ ክግዳጎን።
ሱና፡ ንግግጥጥ?	የካዳጎን፡ ከኮሸጠገቸው።
ወዳ፡ ሱቅ፡ ብንጥጥ፡ ክግዳ	ከዎን፡ ንግግጥጥ።
ጎን፡ ንግግጥጥ?	የካዳጎን፡ ከኮሸጠገቸው።
ቁርብ፡ ክንፍ፡ ጋራ፡ ሲጠኑ፡	ከዎን፡ የመጠኑ።
መጠኑ፡ የመጠኑን?	የካዳጎን፡ ከየመጠኑ።

ጥያቄ

መከላከያ

የክፍያ ስራዎች: ደመወድ: ልሳን: ክፍያ: ስራዎች ገቢዎች::
ክፍያ: ስራዎች: ስራዎች ገቢዎች::
ገቢዎች?

ክፍያ: ስራዎች ገቢዎች::
የክፍያ: ስራዎች ገቢዎች::

ክፍያ: ስራዎች: ስራዎች: ስራዎች ገቢዎች?
ገቢዎች?

ክፍያ: ስራዎች ገቢዎች::
የክፍያ: ስራዎች ገቢዎች::

መጠን: ስራዎች: ስራዎች: ስራዎች ገቢዎች:
ገቢዎች: ስራዎች ገቢዎች: ስራዎች ገቢዎች:
ገቢዎች: ስራዎች ገቢዎች: ስራዎች ገቢዎች:
ገቢዎች: ስራዎች ገቢዎች?

ክፍያ: ስራዎች: ስራዎች: ስራዎች ገቢዎች:
ገቢዎች:
የክፍያ: ስራዎች: ስራዎች: ስራዎች ገቢዎች:
ገቢዎች ገቢዎች::

ስራዎች: ስራዎች: ስራዎች ገቢዎች:
ገቢዎች: ስራዎች: ስራዎች ገቢዎች ገቢዎች:
ገቢዎች?

ክፍያ: ስራዎች ገቢዎች::
የክፍያ: ስራዎች ገቢዎች ገቢዎች::

ገቢዎች: ስራዎች ገቢዎች: ስራዎች ገቢዎች:
ገቢዎች: ስራዎች ገቢዎች?

ክፍያ: ስራዎች ገቢዎች::
የክፍያ: ስራዎች ገቢዎች ገቢዎች::

ገቢዎች: ስራዎች ገቢዎች: ስራዎች ገቢዎች:
ገቢዎች: ስራዎች ገቢዎች ገቢዎች:
ገቢዎች?

ክፍያ: ስራዎች ገቢዎች::
የክፍያ: ስራዎች ገቢዎች ገቢዎች::

ጥያቄ

መልስ

የቤት፣ ነገራዎች፣ ቅናሽ፣ ጠቃሚ ነገሮች፣ የመጠኑ ናቸው።

ርግጠኛው፣ በቤቱ፣ ልሳን፣ የካም፣ ከየመጠኑ ናቸው።

የቆይታው፣ የመጠኑ ናቸው?

እነዚያ፣ ሌሎች፣ በመጠኑ ናቸው፣ ነገሮች፣ ደግሞ፣ ነገሮች።

ደግሞ፣ ነገሮች?

የካም፣ ደግሞ፣ ነገሮች ናቸው።

መጠኑ፣ በካም፣ ታዲያ፣ የካም፣ ነገሮች ናቸው።

ይ?

ከጠቃሚ፣ በካም፣ ደግሞ፣ ነገሮች፣ ደግሞ፣ ነገሮች።

ነገሮች?

ጠቃሚ፣ በካም፣ ደግሞ፣ ነገሮች ናቸው።

እነዚያ፣ ነገሮች፣ መጠኑ ናቸው።

ነገሮች ናቸው?

ከጠቃሚ፣ በካም፣ ደግሞ፣ ነገሮች ናቸው።

ደግሞ፣ ነገሮች፣ ነገሮች፣ ነገሮች።

ነገሮች፣ ነገሮች ናቸው?

በካም፣ ልሳን፣ መጠኑ ናቸው፣ ነገሮች፣ ነገሮች ናቸው።

በካም፣ ነገሮች ናቸው፣ ደግሞ፣ ነገሮች

ነገሮች።

ደግሞ፣ ነገሮች ናቸው?

ንጾቆ

መከታ

ባርፎጣና፡ ሸሚዝ፡ ከመግ ከዎ፡ ከሃዳከሁ።
 ዛኝ፡ ለከምቅሬቴግ፡ ቦዚ የከም፡ ከከሃዳም።
 ሂ፡ ከሙቶቡሉ፡ ወዳ፡ ነ
 ተሚ፡ ንሃዳከሂ?

ወንድምሂ፡ ከሮብ፡ ለከሚመ ሐሙብ፡ ነቀኑ፡ በክሬኝ፡ ሰዳ
 ግ፡ ለከክ፡ ንዳሙቴከታ ን፡ ቴዳሙቴከኝ፡ ከሰባክ
 ከሂ?

መሬት፡ ለከምቅዘር፡ ክኛም፡ የከም፡ ከንዘርም።
 ክብረን፡ ክንዘራከን?

ክሂያ፡ ነፍሱ፡ ክንዳከው፡ ታው በውነቱ፡ ከካውቅም።
 ቃከሂ?

ክሊምቅ፡ ለከሚመግ፡ ምን፡ ከዕረፍት፡ ወዳ፡ ክሚሪካ፡
 ሚዳረግ፡ ትሬከጋከሂ? ክሃዳከሁ።

ከከ፡ ክዲሱ፡ ነቀሚ፡ ምን፡ የምነግሮሂ፡ ነግሮ፡ የከኝም።
 ትነግረኛከሂ?

ከከ፡ ሙጭ፡ ጉዳይ፡ ሚረከን ከዎ፡ ከሙቆከሁ።
 ፋ፡ ክዘሂ፡ መምግቅ፡ የከም፡ ከካውቅም።
 ታውቃከሂ?

ጥያቄ

መከታ

ቦሬ፡ ስኮሶጠኹ፡ ካም፡ ትሶ
ጫቶዋኮሽ?

ኸዎን፡ ኸሶጣቶዋኮሁ።

ኸኮመገ፡ ስኮኮ፡ ስኮምቶ
ዱሁኮ፡ ኸንፋም፡ ትዱሁ
ካኮህ?

ኸዎን፡ ኸዱሁካኮሁ።

የኮም፡ ኸኮኮሁኮም።

ኸገታቸሁ፡ መጥፋሁ፡ ስኮ
ጠየቀዎቸሁ፡ ዱሶ፡ ኸ
ካቸሁ?

ቦገም፡ ዱሶ፡ ኸካኮንም።

ሰንቶ፡ ስካገኛቸ፡ ኸዚህ፡ ትቆ
ያኮቸ?

የኮም፡ ኸትቆይም።

ኸዎ፡ ትቆያኮቸ።

ሰኮ፡ ኸህቸህ፡ ጫ፡ ኸጫጫ
መሃዱ፡ ተሁቀኮህ?

የኮም፡ ኸካሁቅም።

ኸገታህ፡ ገንዘብ፡ ስካገኛ፡ ዱ
ሱ፡ ኸኮህ?

ኸዎን፡ ዱሶ፡ ኸኮቸ።

የኮም፡ ዱሶ፡ ኸካኮንም።

ሰኮ፡ ጫጫሁ፡ ተኅገረ?

የኮም፡ ሰኮ፡ ሱቶ፡ ጫጫ፡ ተኅገረ።

ሰኮ፡ ጥያቄሁ፡ ምን፡ መከሶ?

ምንም፡ ኸኮመከሶም።

ብዙ፡ ሰኮሠራቸ፡ ራስዎን፡
ኸመመገቶ?

የኮም፡ ብዙ፡ ሰኮሠራቸ፡ ራስ

ዎን፡ ኸካመመገቶም።

ጥያቄ

መከሰ

ሰከ: ከዲሱ: ነገላዎ: ምን: ምንም: ነገር: ከነገር ላይም::
ክንገረኛ ከላ?

ሰከ: ከሙቶሱሰ: መምጣ ሆም: ከካሙቅም::
ኛ: ቀላቀ ከላ?

ካም: ሰከሰጠሃቸው: ምን: ምናኮገኛ: ከንድ: ፈረሰ: ቀሰ
ቀሰጠሃኮ?

ሰከ: ሙጭ: ጉዳይ: መረከቀ ከሁን: ምንም: መገሰጠ: ከንጅ
ሩ: ምን: ቀሰገካጅሁ?

ጠሁ: ሰንቅ: ከዚላ: ሰከኮኮ: ሙድ: ከገሌቸው: መሃድ: ጠ
ሙድ: ከገሌቸው: መሃድ: ጣም: ቀረኮገኮ::

ከቀረኮ ገም?
ቀንሮ: ሰካሠቀ: ጠሁ: ገንዘ ሆም: ከያገኛም::

ጠ: ያገኛኮ?
ሰከ: ጥያቄው: ምን: መከሰ ምንም: ከሌመከሰሁም::

ላ?
ሰከ: ንግግሩ: ምን: ቀሰገኮ ምንም: ከካሰጠም::

ላ?
ሰከ: ምን: መናገር: ገረኮገ ሰከ: ገምህርት: ጌታ: መናገር:

ከላ?
ከረኮገኮ::

ጥያቄ

መልስ

ሰከ: ንመግቢት: ቋንቋ: መና ንዎ: ክሊትገህሁ::

ገሮ: ቀሊትገሁ?

ሰከ: ትናንቁ: ሌት: ከገህገት ሆኖ: ክትናገሮሁዎንዎ::

ይ: ናገሮህን?

ጥዎን: ሱና: ሰከትጠጣን: ክካውቆዎ::

ክሁን: መጠጣን: ትሊት

ገህን?

ጫማ: ሰከትገት: ትገህገት ሆኖ: ክትገህገትዎ::

ከይ?

መገናኛ: ክሊንገዳ: ሰከት ንዎን: ክትሊትገዎ::

ሆን: መገህገት: ክትሊት

ገዎ?

ድርሰት፡

ጊዜው፡ በጋ፡ ስከሆነ፡ ፀሐይ፡ ወጥቶኮች፡ ነቶ፡ ነ
በዲም፡ ወንድሙን፡ ከማየት፡ ስከሌከገ፡ ነው፡ ጭፍ፡ ጉዳዩ፡
ሚኒከቶር፡ ከከሰራ፡ ከምስት፡ ቀን፡ ሊቃኛ፡ ተቀበከ፡፡

የነቶ፡ ነጠዳ፡ ወንድም፡ የሚኖረው፡ ስከሌር፡ ነቶ
ማ፡ ውስጥ፡ ስከሆነ፡ ስመገና፡ ከመሃድ፡ ከሰጠ፡ ነቶ፡
ነጠዳ፡ ጭማሪ፡ ነቶን፡ ሸሚዙንና፡ ከሌገቶን፡ ነጠዳ፡
በኋላ፡ ከመገናው፡ ውስጥ፡ ስንደንና፡ ዘቆች፡ ጫመረ፡፡
ጉዞውን፡ ከመጫመሩ፡ ስሌት፡ ሌሊት፡ ሊቀናውን፡ ጫርቶ፡
ስከነጠር፡ ነገቶ፡ ነቶ፡ ነጠዳ፡ ጋር፡ ከሰራ፡ ከመሃድና፡
ከገባቶን፡ ከማየት፡ ሊከገ፡፡

ከገገና፡ ሌሊት፡ ከሰራው፡ ከምስት፡ ሰዓት፡ ነቶጊዙ፡
በኋላ፡ ስመንገዳቸው፡ ካቶ፡ ስሚገኝው፡ ጣቢያ፡ ከረገ፡
ው፡ ምሳቸውን፡ ስከ፡፡ ምሳቸውን፡ ከስገገጠኩ፡ ድረስ፡
የመገናቸው፡ ገመ፡ ከረገና፡ ስከነጠር፡ የመገናውን፡
ገመ፡ ከሰዳሰው፡ መንገዳቸውን፡ ከንደገና፡ ጫመሩ፡፡

ከሰራ፡ ሁከት፡ ሰዓት፡ የሃኮ፡ ነቶጊዙ፡ በኋላ፡ በሁ
ከቀኛው፡ ቀን፡ ስከረ፡ ነቶማ፡ ድረሱ፡፡ በድረሱበት፡ ሰ
ዓት፡ ፀሐይ፡ ጠካቆ፡ ስከነጠር፡ ነገገገቶን፡ ከማየት፡
ቻኩ፡፡

ጥያቄዎች:

እቶ፡ ክበዱ፡ ማጓጓ፡ ከሚሆኑ፡ ፊኮገ?

ፊቃድ፡ ክሆኑ፡ ቀቀብኮ?

እቶ፡ ክበዱ፡ ወንድሙን፡ በሆኑኛው፡ ወራት፡ ማሆኑ፡ ፊኮገ?

ፊቃድ፡ ከሰንገሩ፡ ቀን፡ ቀቀብኮ?

የእቶ፡ ክበዱ፡ ወንድም፡ የሚኖረው፡ የት፡ ነው?

እቶ፡ ክበዱ፡ ክማጓ፡ ጋር፡ ሄዱ?

እቶ፡ ክበዱ፡ ልጁ፡ ስምን፡ ተገዙ?

ክመሃዱ፡ በሌት፡ ምን፡ ክዘጋጁ?

እገገና፡ ልጁ፡ ክላረው፡ ስንት፡ ሰዓት፡ ተገዙ?

የእቶ፡ ክበዱ፡ ልጁ፡ ከምን፡ ክክገቱ፡ ጋር፡ ሄዱ?

ምሳቸውን፡ የት፡ ባኩ?

የመገናኛውን፡ ገማ፡ ምን፡ ክደረጉ?

ሐረር፡ መኙ፡ ደረሱ?

ሐረር፡ ሲደርሱ፡ ምን፡ ክሆ?

በሳምንት፡ ውስጥ፡ የሆኑትን፡ የቀኖች፡ ስም፡ ጻገረኝ?

የክሌቱን፡ ወራት፡ ስምን፡ ጻገረኝ?

ክብራ፡ ክምስታፍ፡ ፊምህርቲ፡

ጓግግር

ክሳካሌ

ክሳካሌ

ምጓ፡ ካቕርብ፡ ጌታቤ?

ኮመጦቲብ፡ ምጓ፡ ካምጣ?

ምጓ፡ ካምጣ፡ ጌታቤ?

ጁን

ጁን

የጠም፡ ምጣብ፡ ምጓ፡ ክካቸሁ?

ምጓ፡ ዓቦናን፡ ምጣብ፡ ክካቸ

ክሳካሌ

ሁ?

ነግሣና፡ ክክቸክኮን፡ የቀሠ

ክሳካሌ

ሌ፡ የጠም፡ ምጣብ፡ ክኮን።

የዱሮ፡ ክኮጫ፡ ፓብታ፡ ሹታ፡

ኮካም፡ ዓቦናን፡ ክጌኮን፡

ክንክኮን፡ ፖብታ፡ ሠጋ፡

መሥራን፡ ክንንክኮን።

የዱሮ፡ መጥ፡ ክክንንቀካኮ፡

ጁን

ናጭ፡ ክንንጂሌና፡ ዓብ፡ ክኮን። ዓሣ፡ ክኮምፊመጁ፡ የዓሣ፡

ጁን

መጡን፡ ክምጣካን።

ኮሌኮ፡ የዱሮ፡ መጥ፡ ክናጭ፡

ክንንጂሌ፡ ጋር፡ ክጌኮጋኮ

ሁ።

ጥያቄና፡ መልስ፡

ጥያቄ

መልስ

ፍቃድ፡ ብቃገፑ፡ ንመጣካ
ኛሁ?

ኸዎ፡ ነገፕኝ፡ ከንመጣካን።

ሙድ፡ ነሆኑ፡ ከዎን፡ ከጊዮ
ን፡ ሆቲሉ፡ ንቆይካህ?

በጥቀሙ፡ ሙሉን፡ ኬካ፡
ሆቲሉ፡ የከዎ።

ከንድ፡ ሰዓት፡ ነከራ፡ ወድ፡
ቤቱ፡ ይሄድ?

ኸዎ፡ ይሄድ።

ከሙ፡ ነገሩ፡ ንገባካህ?

ኸዎ፡ ነገሩ፡ ከገባካሁ።

ከሌት፡ ነጠራህ፡ ንሂዳካህ?

ነጠራኝ፡ ከሂዳካሁ።

ዝናብ፡ ነመጣ፡ ወድ፡ ቤት
ኸ፡ ከንሂጂዎ?

ዝናብ፡ ነመጣ፡ ወድ፡ ቤቱ፡
ከሂዳካሁ።

ጎሙዎን፡ ነድሱት፡ ገንዘብ፡
ንሰጡዎቻችሁ?

ገንዘብ፡ ነከን፡ ከንሰጡዎቻችሁ
ን።

ከሁን፡ ነመጡ፡ ዲብዳቤ፡
ንሰጡዎቻችሁ?

ኸዎ፡ ከሰጡዎቻችሁ።

ከሆቲሉ፡ ሙሉን፡ የደሮ፡ ወ
ን፡ ነከንቆይካህ?

ነገፕሁ፡ ከገባካሁ።

ህ፡ ንገባካህ?

ጥያቄ

መልስ

ፓስታ፣ ሹታ፣ ሲያቀርብክ
ኛሁ፣ ንገህክኛሁ?

ካቀረብክ? ክንገህክ?

ፀሐቂ፣ ስንገገ፣ ጩራቂ፣ ን
መጣክኛ?

ክዎ፣ ፀሐቂ፣ ክገገኛ፣ ጩራቂ፣
ንመጣክኛ።

ወንድምህ፣ ንምህረኛ፣ ቤኛ፣ ክገገ፣ ክገገክሁ።
ክገገ፣ ንገገክህ?

ክመሪገ፣ ክመጣኛሁ፣ ስንኛ፣ ክሥር፣ ዓመኛ፣ ሆና።
ዓመኛ፣ ሆና?

ክመሪገ፣ መመሪ፣ ክገገ፣ ክክንድ፣ ሳምንት፣ በኋላ፣ ቀሪ
ከምን፣ ወደ፣ ክንድ፣ ይገባ፣ ይገባ።

ክቀሪ፣ ሳምንት?

የዛሬ፣ ሳምንት፣ ክመጣኛ፣ ወ ክዎ፣ ክመጣኛ፣ ክመጣክሁ።
ደ፣ ክኛ፣ ክመጣክህ?

ፍቃድ፣ ክጠየቅኛሁ፣ ክገገ፣ ክዎ፣ ክጠየቅኛ፣ ክገገክሁ።
ክኛሁ?

ገንዘብ፣ ክከላ፣ ወደ፣ ሐረር፣ ክዎ፣ ገንዘብ፣ ክከላ፣ መሃድ፣
በመገንዘብ፣ መሃድ፣ ቀንክ ቀንክ።

ክ?

ጥያቄ

መጠኑ

ቤተሰብህን፡ ነገራት፡ ስራዎች፡ ሆስፒታል፡ ልማት፡ ሆስፒታል፡

ልማት፡ ሆስፒታል?

ስራዎች፡ ስራዎች፡ ነገራት፡ ስራዎች፡ ሆስፒታል፡

ስራዎች፡ ሆስፒታል?

መኪና፡ ነገራት፡ ስራዎች፡ ስራዎች፡ ሆስፒታል፡

ስራዎች፡ ሆስፒታል፡ ስራዎች፡ ስራ

ስራዎች፡ ስራዎች?

ስራዎች፡ ስራዎች፡ ስራዎች፡ ስራዎች፡ ስራዎች፡

ስራዎች፡ ስራዎች፡ ስራዎች?

ስራዎች፡ ስራዎች፡ ስራዎች፡ ስራዎች፡ ስራዎች፡

ስራዎች፡ ስራዎች፡ ስራዎች?

ስራዎች፡ ስራዎች፡ ስራዎች፡ ስራዎች፡ ስራዎች፡

ስራዎች፡ ስራዎች፡ ስራዎች፡ ስራዎች፡ ስራዎች፡

ስራዎች፡ ስራዎች፡ ስራዎች፡ ስራዎች፡ ስራዎች፡

ስራዎች፡ ስራዎች፡ ስራዎች፡ ስራዎች?

ስራዎች፡ ስራዎች፡ ስራዎች፡ ስራዎች፡ ስራዎች፡

ስራዎች፡ ስራዎች፡ ስራዎች፡ ስራዎች፡ ስራዎች፡

ስራዎች፡ ስራዎች፡ ስራዎች፡ ስራዎች፡ ስራዎች፡

ስራዎች፡ ስራዎች?

ጥያቄ

መከታ

እናቶቼ፣ እገቶቼ፣ ነመጡ፣ ነመጡ፣ እመጣኩሁ።

እመጣኩህ?

በጥያቄ፣ ነመጣ፣ እገብራለሁ፣ እኛ፣ ጥያቄ፣ ነመጣለሁ፣ እገብራ

መሄድ፣ እንከከሁ? ገ፣ እንሄዳለን።

መሄድ፣ ነገረክግሁ፣ ትወስ መሄድ፣ ነገረክግህ፣ እወስዳለሁ

ዳኛክህ? ከሁ።

ድርሰት፡

እቶ፣ የሐንታ፣ ከምሳ፣ ወዳ፣ እንድ፣ ሆቲ፣ ሄዳ።

በዚህ፣ ሆቲ፣ ውስጥ፣ በጣም፣ ገዙ፣ ገዙ፣ ገዙ፣ የእንደሆኑ
ያ፣ ምግብ፣ ነበር።

የሆቲ፣ እገባኬ፣ እንግዳውን፣ እንዳያ፣ ሄዳ፣ ምን፣

ካቆርብ፣ ጊቶ፣ ገዙ፣ ጠየቀው። እቶ፣ የሐንታ፣ ከጥያቄ፣

ጊዜ፣ ነቆየ፣ በኋላ፣ ምን፣ ዓዋንት፣ ምግብ፣ እከክሁ፣ እከ

ና፣ እገባኬውን፣ ጠየቀው። እገባኬውም፣ የደረ፣ እከገግ፣

ገዙ፣ ገዙ፣ እንከከኩን፣ ጥብብ፣ ሠጋ፣ የደረ፣ ወን፣

ና፣ እንደሌላ፣ ዳቦ፣ እከን፣ እከው። እቶ፣ የሐንታም፣

ከጌሱ፡ የደረ፡ ወን፡ ነገሳንቆካጌዎ፤ ከገሀቤቱ፡ ዓሣ፡
 ወን፡ ንዘዘ።

ጥያቄዎች፡

- ኸቶ፡ ሉሐንገ፡ ከምሳ፡ የች፡ ሂዳ?
- ኸሱ፡ ገሀቤቱ፡ ወሐን፡ ነገዳን፡ ጋሮ፡ ቀንጋገረ?
- ከምሳው፡ ምን፡ ዓቂናች፡ ምግብ፡ ንዘዘ?
- ከገሀቤቱ፡ ምን፡ ንዘዘካች?
- ኸሀቤቱ፡ ወሐን፡ ምን፡ ዓቂናች፡ ምግብ፡ ቀገረካ?
- ከምግቡ፡ ስንት፡ ገንዘብ፡ ነገረካ?
- ኸቶ፡ ሉሐንገ፡ ነገዳን፡ ኸገሮ፡ መጣ?
- ኸቶ፡ ሉሐንገ፡ ኸህገና፡ ወንድም፡ ኸኩች?
- ኸሳካጌው፡ ኸቶ፡ ሉሐንገን፡ ምን፡ ብኤ፡ ጠየቀው?
- ኸቶ፡ ሉሐንገ፡ ምን፡ ኸከና፡ መከሰከች?

ከሰሌ፡ ሰድሰቶኛ፡ ንምህርቲ፡

ንግግር

ክሳካሌ

ጁን

ከመዛጋጃቲ፡ ንንጹ፡ ጊዜ፡ ሰከ ምን፡ ዓቀንቲ፡ ያገር፡ ውሰን፡

መጊጁ፡ ፋብ፡ ሰዓቲ፡ ያህ መጠን፡ ክከ?

ኮ፡ ቀገሉኝ።

ክሳካሌ

ጁን

ሲኖ፡ ሲሌ፡ ክሊቂ፡ ጠካዓ፡ ጠ

ግድ፡ ያከም፡ ክንቶኑ፡ ኮም። ጁ፡ ክከን።

ክሳካሌ

ጁን

ክከገዢያ፡ ድረሱ፡ ኮመቀኑ ኮክ፡ ክንድ፡ ጠርመሱ፡ ሲሌ፡

ዛ፡ ምን፡ ዓቀንቲ፡ መጠ ኮክሰዋ፡ ደግሞ፡ ክንድ፡ ጠር

ን፡ ካቅርብ? መሱ፡ ጠጁ፡ ክምጣኮን።

ጁን

መገሰ፡ ጁን

ጠጣም፡ ንፋ፡ ክሳብ፡ ነው። ውሃ፡ ክንጂ፡ ጠጁ፡ ክንድታመ

ምን፡ ዓቀንቲ፡ መጠን፡ ጣኮን፡ ክከሌኮግም።

ክካቶሁ?

ክሳካሌ

ክሳካሌ

ክሺ።

የውጭ፡ ክገር፡ ወቀም፡ ያገ ጁን

ር፡ ውሰን፡ መጠን፡ ያህ ሰንቲ፡ ክገጥ፡ ኮሃከሁ?

ኮጋኩ?

ክሳካሬ

ጃን

ክምስጉ፡ ብር፡ ነገሃምሳ፡ ሣ
ንቲም፡ ናሉ።

የሃምሳ፡ ብር፡ ምንዛሬ፡ ክኮይ?
ክሳካሬ
ክዎን፡ ክኮኝ።

ንያቀና፡ መኮሰ፡

ንያቀ

መኮሰ

ክሳካሬሉ፡ ምን፡ ዓቀና፡ ም
ግብ፡ ክንዲሰንጋይ፡ ንሬኮ
ጋኮይ?

ዓሣ፡ ወጥና፡ ቢሬ፡ ክንዲሰጠ
ኝ፡ ክሬኮጋኮሁ።

ጋዜጣ፡ ክንዲገዛካኝሁ፡ ንሬ
ኮጋካኝሁ?

ነክሰሬ፡ ክምስጉ፡ ዓቀቃዎኝ፡
ባሬ፡ ገዛን።

ገንዘብ፡ ክንዲገሰጭሉ፡ ክኮ
ናገሬሽም?

የኮም፡ ክኮናገሬኝም።

ጋዜጣሉ፡ ሲያናብ፡ ክንዲገ
ቶ፡ ሌኮ?

ክዎን፡ ክንዲናየሉ፡ ሌኮ።

ጥያቄ

መልስ

አንቶ፡ ሰዎች፡ እንዲመጡ፡ ሃምሳ፡ ሰዎች፡ እንዲመጡ፡
 ነገር ላቸው?
 ነገር ሁሉ ባቸው።

ጥቂት፡ ጊዜ፡ እንድትተገቡት፡ ከዎን፡ ነገረን።
 ነገራችሁ?

የዱሮ፡ ክፍጫ፡ እንድንሠራካ ከዎን፡ እንጠራጠራ?
 ችሁ፡ ትጠራጠራችሁ?

ፓስታ፡ ሹታ፡ እንዲጠካ፡ ጠ የከም፡ ክፍጠየቅሁትም።
 የቅሻው?

ምን፡ ዓይነት፡ ምግብ፡ እንድትጠኩ፡ ትጠኩ፡ ትጠራጠራችሁ?
 ግብ፡ ሥጋ ፡ እንድንጠካ፡ እንጠራጠራ?
 ጠራጠራ።

የቶን፡ ምግብ፡ እንዲያቀርብኩ የዱሮ፡ ሠጠን፡ እንዲያቀርብኩ
 ላይ፡ ትጠራጠሩ?
 ች፡ እጠራጠራ።

ከመጠቀሚያ፡ ምን፡ እንዲመጣ ለሌ፡ እንዲመጣላቸው፡ ያሌጠራ
 ላቸው፡ ያሌጠራ?
 ጠራ።

ከጠደና፡ ከሰዓት፡ እንዲመጡ፡ የከም፡ እንጠራጠራ?
 እንጠራጠራ?

ሠድ፡ እንዲሠራ፡ ለሃድ፡ እንዲ ከዎን፡ ነገር ሁሉ ባቸው።
 ሠድ፡ ነገር ላቸው?

ጥያቄ

መጠኑ

ነገረዎችዎች: ጋር: ሲሆን: ክግግር: ክፍተት: ነገሩን::
 ከመጠኑ: ክፍተት: ማን:
 ነገሩ?

ብዙ: ገንዘብ: ክፍያ: ስራ: ክፍያ: ገደብ: መሬት: ወይስ
 ክፍያ?
 ን: ክፍያ::

ግድ: ዕድሜ: ግድ: ክፍያ ክፍያ: ግድ: ክፍያ:
 ነገር = ዕድሜ?

ክፍያ: መጠን: ክፍያ ክፍያ: ነገር ስራ::
 ሠራ: ነገር ስራ?

ገንዘብ: ክፍያ ተጠጋጅ ክፍያ ስራ:
 ሠራ: ግድ: ነገር?

ግንዛቤ: ዛሬ: ክፍያ ክፍያ: ነገር ስራ::
 ሠራ: ነገር ስራ?

ግድ: ክፍያ: ክፍያ ክፍያ: ክፍያ: ክፍያ: ግድ:
 ስራ: ግድ?

ግድ: ግድ: ክፍያ ግድ: ግድ: ግድ: ግድ:
 ግድ: ነገር?

ክፍያ: ብዙ: ገንዘብ: ክፍያ ክፍያ: ግድ:
 ነገር ስራ? ግድ?

ጥያቄ

መልስ

ከመጣ፡ ጥፋኝ፡ ክግጉህ፡ ክዎ፡ በጣም፡ ክሌገገህ፡፡

ክንዲ ጠቆኞቻቸው፡ ገራ
ከገህ፡?

በምን ፡ ክንዲ መጣ፡ ገራ ከ በመገና፡ ክንዲ መጣ፡ ክሌገገህ
ጊደክ?

ክዳኝ፡ ክዚህ፡ ክንዲ መጡ፡ ክዎን፡ ናገርሁዎን፡፡
ናገርሺያቸው?

በክምከት፡ ሰዓት፡ ክሥራ፡ ክዎን፡ ናገርሁዎቻቸው፡፡
ክንዲ መጡ፡ ናገርሃቸው?

ክበደና፡ ከመጣ፡ ክክፍ፡ ጋር፡ ክዎን፡ ናገርሁዎቻቸው፡፡
ቡና፡ ክንዲ ጠጡ፡ ናገር
ሃቸው?

ሰዓት፡ ክንዲ ሰጥኝ፡ ገራ ከገ ክዎን፡ ክሌገገህ፡፡
ያክኝ?

ናገ፡ መገን፡ ክንዲ መጣ፡ ገራ ከ ክከተመገራው፡ ክንዲ መጣ፡
ገህ፡? ክሌገገህ፡፡

ውዲ፡ ውጭ፡ ክገር፡ ከመሃድ፡ ክዎ፡ ክሌገገህ፡፡
ክግጉና፡ ክዳኝ፡ ክንዲ
ከቆይኩል፡ ገራ ከገህ፡?

ጥያቄ

መሪነት

ምሳሌ፡ እንዲያዘጋጅህ፡ ክዋን፡ እንዲያዘጋጅህን፡ እሌሌ
ትሌሌጋህ?

ጋህሁ።

ጋዜጣ፡ እንዲቀናጥ፡ ትሌሌጋህ የከም፡ እኩሌከግም።
ይ?

ድርሰት፡

ትናንትና፡ እጅና፡ ገክቦቲ፡ ወደ፡ ሆቲሉ፡ ሂደን፡ ነጠራ።

ሆቲሉ፡ በጣም፡ ጥሩ፡ ነጠራ። ብዙ፡ ዓቀኖች፡ ምግብ፡ በሆቲ
ሉ፡ ውስጥ፡ እገኛለን። ከገገታ፡ ሹታው፡ የደረሰው፡ ወጥ፡

ጣዕም፡ በጣም፡ ጥሩ፡ ነው። መጠን፡ በየዓቀኖቹ፡ ያገኛሉ።

ጠጅ፡ የሚገኘው፡ መጠን፡ ከጥብብ፡ ጋራ፡ ያስመጣሉ።

ነገር፡ ግን፡ ጥቂት፡ ጠንግራ፡ ነው። ገክቦቲ፡ ቢሌውን፡ በጣ

ም፡ ከከወደደችው፡ ሁከት፡ ጠርመሱ፡ ያህሉ፡ ጠጣች።

በሆቲሉ፡ ውስጥ፡ የነጠራው፡ እጎሳ፡ ትሁት፡ ነጠራ።

የሆቲሉ፡ ገክቦት፡ ጥቂሮ፡ ሉብሉ፡ ከብሉ፡ በሆቲሉ፡ መግቢ

ያ፡ ካቶ፡ ቆይቶ፡ ነጠራ።

እሆቲሉ፡ ለገገገ፡ ወደ ምን ቀመጥጥን፡ ቦታ፡ መሪን

ዓ: ከመተንተን: የመግቢያ: ነገር: ከቀረበኩን:: ነገዲያም: በ
ኋላ: ከሰነድ: መጠን: ከገደብ: ከዘዘው::

ምግብ: ለሰነድ: የከፈተኛ: የከፈተኛ: መዘድ:
ከከሰነድ: የደብዳቤ: ምግብ: ሆኖአን: ነገር:: ምግብንን:
መረጥን: ሰነድ: ደብዳቤ: ነገር: በኋላ: ከሰነድ: የ
ምግብ: ምግብ: ገደብ: ነገር: ወይ: ለተገኘ: ተመክሮን::

ምግብ: በጣም: ከሰነድ: ነው:: የከፈተኛ: መጠን: መ
ጠንም: ከሰነድ: ነው:: ግን: የሰነድ: ከፈተኛ: መጠን: ወይ:
ነው::

ጥያቄዎች:

ገናን: ከገናን: ነገር: ከገናን: ነገር: ገናን: ገናን: ገናን:
ነገር?

በሆኖኩ: መጠን: ምን: ገናን: ምግብ: መጠን:
ነገር?

ገናን: የመገኘት: መጠን: ነገር: ገናን: ገናን:
የከፈተኛ: ነገር: ገናን: ገናን: ገናን: ገናን:
የሆኖኩ: ገናን: ገናን: ገናን: ገናን?

የሆኑት፡ ገዢዎች፡ ምን፡ ዓይነት፡ ከተሰኙ፡ ከተሰኙ፡ ነጠራ?

ከሳካሬው፡ ገዢዎች፡ ነጠራ?

ከገዢዎች፡ ገዢዎች፡ ገዢዎች፡ ምን፡ ዓይነት፡ ምን፡
ነጠራ?

ከሆኑት፡ ምን፡ ምን፡ ዓይነት፡ ምን፡ ምን?

ገዢዎች፡ ገዢዎች፡ ገዢዎች፡ ምን፡ ምን?

ገዢዎች፡ ምን፡ ምን፡ ምን፡ ምን፡ ምን?

ገዢዎች፡ ምን፡ ምን፡ ምን፡ ምን?

ገዢዎች፡ ምን፡ ምን?

ክሰሌ፡ ሰገፋኛ፡ ትምህርት፡

ንግግር

ጠመኒና፡ ሰሌ፡ ቤት፡ ሙሰን፡

ነጠዳ

መጠና፡ ሰሌ

ጠና፡ ይሰጥከኝ፡ ክቆ፡ ከመግ፡፡ ያቻካኮ፡፡ ክሁን፡ ጠገብ፡ ክንዲ

ነገተያየን፡ ገዛ፡ ጊዜ፡ ሆነን፡፡ ከካኮዎች፡ ያረጋገሱ?

መጠና፡ ሰሌ

ነጠዳ

ክዎን፡ ክተያየን፡ ሁከት፡ ሠር፡ ክዎን፡ ያከገጥከኝ፡፡ ክጁ፡ ረጁ

ክከረን፡፡ ክሁን፡ ምን፡ ካድ ም፡ ከከሆነ፡ ክጁ፡ ገሙን፡ ረ

ርግኮዎ?

ጁም፡ ያድርጉከኝ፡፡ ዲግም፡

ነጠዳ

የካቲ፡ ትክኛ፡ ሰሌ፡ ክንዲ

ክንዲ፡ ሙኩ፡ ጠገብ፡ ከመገሰ

ሆን፡ ክረጋገሱ፡፡

ፋት፡ ክረጋገሱ፡፡

መጠና፡ ሰሌ

መጠና፡ ሰሌ

ሱረው፡ ጠገብ፡ ይሁንኮዎ?

መከካም፡፡ ከመቼ፡ ክንዲዳ

ነጠዳ

ርከኮዎች፡ ያረጋገሱ?

ጠገብ፡ ሱረ፡ ከከመገሰው፡፡

ነጠዳ

ግርገሙን፡ ሰሌ፡ ያድርጉከኝ፡፡

ከዛሬ፡ ካምንት፡ ቢያደርሱከኝ፡

መጠና፡ ሰሌ

ክሰድ፡ ነገር፡፡

ነገቱን፡ ክጭር፡ ካድርግኮዎች?

ክጠዳ

በጣም: ክጭር: ክቆሁን፤

መካከኮኛ: ቢያደርጉኝ:

ጥሩ: ነው።

መኪና: ሰጠ

ክንግዲያስ: በመረመጣው:

ክርብ: በስምንት: ሰዓት:

ያዘጋጅኮቻል።

ክጠዳ

ዋጋውን: ክሁን: ኮከሬኮቻ?

መኪና: ሰጠ

ግድ: የከም። ኮብሉን: ሲወስ

ዱ: የገፍኮኛ።

ክጠዳ

ክግዚክብሐር: የሰንኮን።

ዳህና: ዋኤ።

ጥያቄና: መኮስ:

ጥያቄ

ወዱ: ክገሬኛሁ: ስንመኮሱ:

ምን: መሥራት: ቃሰገካኛ

ሁ?

ክክመሪገ: ወዱ: ክንገላጭ: ክገላጭ

ክንገላጭ: መኮሳኛሁ: የት:

ቃረፋካኛሁ?

መኮስ

ኮወጭ: ጉዳይ: መረኮኮር:

ክንገላጭ።

ክገላጭ: ሆኮኮ: ወሰኛ: መረገ:

ክንገላጭ።

ጥያቄ

መከታ

ቃይ፡ መኪና፡ እንደሚሠሩ፡ ከከመ፡ ጓገረው፡

ከመ፡ ልገገር ?

ከመ፡ የሌላገረውን፡ መፍሐ ነመጣ፡ ዛሬ፡ ነሐዳት፡ በኋላ፡

ፍ፡ መቼ፡ ትሰጠዎክህ? እሰጠዎክሁ።

ነገራትህን፡ ከመጠቅ፡ መቼ፡ ገንዘብ፡ እንደገንገሁ፡ እህዳክ

ወደ፡ አገርህ፡ ትህዳክህ? ሁ።

ከንት፡ ገንዘብ፡ ትሰጣታክህ? የምትረከገረውን፡ ያይሉ፡ እሰ

ጣታክሁ።

የመገናኛህን፡ ነገር፡ ትናገረ አዎ፡ እናገርሃክሁ።

ኛክሽ?

ከመ፡ ነገረህን፡ ነጥመ ነገረህን፡ ጋር፡ ያሠራ፡ ነገር።

ከሰ፡ በኋላ፡ ከመ፡ ጋር፡

ያሠራ፡ ነገር ?

ወደ፡ አዲስ፡ ነጥመ፡ ነገር የከፈ፡ እህዳኝ።

ህጻን፡ ሰዎች፡ ጋር፡ ትህ

ኛክሽ?

ቃይን፡ ነገር፡ ስላየሽው፡ በ አዎ፡ ስላየሁት፡ ያሰ፡

ጣም፡ ያሰ፡ እክሽ?

እክኝ።

ጥያቄ

መልስ

ዛሬ፡ ስከመጣው፡ ሰውዬ፡ ጅሮሉ፡ ቀመጫ፡ ጅንደናገር፡ ጠቻ፡
 ምን፡ ትውቀቱ ነው?

እውቀቱ ነው።

እቶ፡ ሉሐንሐ፡ ከምን፡ ወዲ
 ዚህ፡ ጅንደመጣ፡ ትውቀ
 ነው?

እቶ፡ ጅንደና፡ ከመጣቱ፡ ነው።

ስከ፡ ጠየቀህ፡ ጥያቄ፡ ከሁን፡ ከሁን፡ መልስ፡ የከጃም።
 ምን፡ ችመላህ?

እሁን፡ መልስ፡ የከጃም።

ከመጣው፡ ሰዎች፡ ምን፡ ከንድ፡ ጠጣም፡ ጥሩ፡ መገና፡
 መግቢያ፡ ችግሩ ነው?

መጠን፡ ችግሩ ነው።

በሁከት፡ ሰዎች፡ ለመጠን፡ ጠቻ፡ ከሁከት፡ ጅንደና
 ከሁከት፡ ችግሩ ነው?

አይደለም።

እቶ፡ ከመጣ፡ ሁከት፡ ከምን፡ በስራው፡ ከምን፡ ጅንደና፡
 የቀንዘኑ?

እኩልነት ነው።

እቶ፡ ሉሐንሐ፡ ገደብ፡ ጠ
 ካ፡ ለጠጠን፡ ከሰላም?

የከም፡ ከሰላም የሰላም ነው።

ሱና፡ ከመጠጣቱ፡ ገደብ፡ የከም፡ ከሰላም ነው።
 ወዲ፡ ጅንደ፡ መጠጣቱ፡
 ችግሩ ነው?

ንጾታ

መጠኑ

ገንዘብን፡ እስኪገኝ፡ ፍራስ፡ እኛ፡ እዚህ፡ ይቆያሉ።

እዚህ፡ ይቆያሉ?

መኪናውን፡ ሊያድሰው፡ ገንዘብን፡ እኛ፡ እንደምናገኝ፡ ብሮ፡ እሰጠ

ዘጠ፡ ትሰጠዎክህ?

ያገርህ፡ ሕዝብ፡ ለመግባት፡ ገንዘብን፡ ለማግኘት፡ እወዳለሁ።

ገንዘብን፡ እወዳለህ?

የሌላ፡ ነገርን፡ ለማግኘት፡ መግቢያ፡ የሌለውን፡ ለማግኘት፡ ገንዘብን፡ ነገርን፡ ነገር።

የመገኘት ጊዜ፡ ማን?

ነገር?

በጠቅላላው፡ ለሽጠው፡ በሃምሳ፡ ብሮ፡ ለሽጠው፡ እገ

በሰንጠረዥ፡ ትገኛለህ?

ነገርን፡ በቀካኒ፡ ለሰንጠረዥ፡ እኛ፡ ለማግኘት፡ ገንዘብን፡ ይመስሉክ

ተውከው፡ ከሰንጠረዥ፡ መገኘት።

ንገር፡ ገንዘብን፡ ይመስሉክ?

ከሰንጠረዥ፡ በእኛ፡ ለማግኘት፡ እኛ፡ ይገኛለሁ።

ው፡ ገንዘብን፡ መሆኑን፡ ማግኘት

ው፡ ይገኛለሁ?

እንዲሁ፡ ለሰንጠረዥ፡ የሰንጠረዥን፡ ተግባር፡ ወሰንደኛው።

በሰንጠረዥ፡ ማን፡ ወሰንደኛው?

ጥያቄ

መልስ

የእኛ = የሌሎች፡ ገንዘብ፡ የሥራ ስሜቶች፡ ቋንቋ፡ ነገር።
 ማረጋገጥ፡ ገንዘብ፡ ታላቅ
 ቋንቋ?

እንደሆነው፡ ገንዘብ፡ የሥራ ስሜት ስንት፡ ገንዘብ፡ ገንዘብ፡ ገንዘብ፡ ገንዘብ፡
 ሆኖ፡ ገንዘብ፡ ገንዘብ፡ ገንዘብ ስሜት፡ ገንዘብ፡ ገንዘብ፡ ገንዘብ፡
 ገንዘብ?

ሌሎች፡ ገንዘብ፡ ገንዘብ፡ ገንዘብ፡ ገንዘብ፡ ገንዘብ፡ ገንዘብ፡ ገንዘብ፡ ገንዘብ፡
 ገንዘብ፡ ገንዘብ፡ ገንዘብ፡ ገንዘብ፡ ገንዘብ፡ ገንዘብ፡ ገንዘብ፡ ገንዘብ፡
 ገንዘብ፡ ገንዘብ፡ ገንዘብ፡ ገንዘብ፡ ገንዘብ፡ ገንዘብ፡ ገንዘብ፡ ገንዘብ፡

ወይንም፡ ገንዘብ፡ ገንዘብ፡ ገንዘብ፡ ገንዘብ፡ ገንዘብ፡ ገንዘብ፡ ገንዘብ፡ ገንዘብ፡
 ገንዘብ፡ ገንዘብ፡ ገንዘብ፡ ገንዘብ፡ ገንዘብ፡ ገንዘብ፡ ገንዘብ፡ ገንዘብ፡
 ገንዘብ፡ ገንዘብ፡ ገንዘብ፡ ገንዘብ፡ ገንዘብ፡ ገንዘብ፡ ገንዘብ፡ ገንዘብ፡

እኛ፡ ገንዘብ፡ ገንዘብ፡ ገንዘብ፡ ገንዘብ፡ ገንዘብ፡ ገንዘብ፡ ገንዘብ፡ ገንዘብ፡
 ገንዘብ፡ ገንዘብ፡ ገንዘብ፡ ገንዘብ፡ ገንዘብ፡ ገንዘብ፡ ገንዘብ፡ ገንዘብ፡
 ገንዘብ፡ ገንዘብ፡ ገንዘብ፡ ገንዘብ፡ ገንዘብ፡ ገንዘብ፡ ገንዘብ፡ ገንዘብ፡

እንደሆነው፡ ገንዘብ፡ ገንዘብ፡ ገንዘብ፡ ገንዘብ፡ ገንዘብ፡ ገንዘብ፡ ገንዘብ፡ ገንዘብ፡
 ገንዘብ፡ ገንዘብ፡ ገንዘብ፡ ገንዘብ፡ ገንዘብ፡ ገንዘብ፡ ገንዘብ፡ ገንዘብ፡
 ገንዘብ፡ ገንዘብ፡ ገንዘብ፡ ገንዘብ፡ ገንዘብ፡ ገንዘብ፡ ገንዘብ፡ ገንዘብ፡

ገንዘብ፡ ገንዘብ፡ ገንዘብ፡ ገንዘብ፡ ገንዘብ፡ ገንዘብ፡ ገንዘብ፡ ገንዘብ፡

ጥያቄ

መከታ

ገንዘብ = ለገንዘብ ጥያቄ = ይመ

የሌላው = ከይመጡም።

ጣኦ?

ጠላት = ከሌሎች ጠላት = ድረ

መጠን = ከሌሎች ጠላት።

ሰው = ሰው = ገንዘብ?

የገንዘብ = ገንዘብ = ገንዘብ ጥያቄ

ከሰው = ከገንዘብ ጥያቄ።

ከሌሎች = ገንዘብ ጥያቄ?

የሌላው = ገንዘብ = ከሌሎች ጠላት

በሌሎች = ከሌሎች ጠላት።

ጥያቄ = ጥያቄ = ጥያቄ = ጥያቄ

ጥያቄ ጥያቄ?

ጠላት ጠላት = ጠላት = ጠላት

በጠላት = ጠላት = ጠላት ጥያቄ

ጠላት = ጠላት ጥያቄ?

ጥያቄ።

ከሌሎች = የጠላት = ጠላት = ጠላት

ጠላት = ጠላት = ጠላት = ጠላት

ጠላት = ጠላት = ጠላት = ጠላት

ጠላት።

ጠላት?

ከሌሎች = ጠላት ጠላት = ጠላት

ጠላት = ጠላት።

ጠላት?

ጠላት = ጠላት = ጠላት = ጠላት

ጠላት = ጠላት።

ጠላት?

ጥያቄ

መልስ

ጌታዳሙን፡ የሚቀበሉት፡ ሰዎች
ኛ፡ መጠጥ?

የከፍ፡ ከከመጠጥ፡፡

መጠጥ፡ የሚጠጥ፡ ሰው፡
የሚገኝ፡ ይመጠጥ፡?

የከፍ፡ መጠጥ፡ የሚጠጥ፡
የከፍ፡፡

የምትጠጡትን፡ ሰዎች፡ ከገ
ኛችሁ?

የከፍ፡ ከከገገገ፡፡

ሰው፡ የሚጠጡትን፡ ጊዜ፡
ያውቅዎት?

የሚጠጡትን፡ ጊዜ፡ ከያውቅዎት፡፡

የህ፡ ሰዎች፡ ሲያጠጡ፡ ጊዜ፡
ከየዎች፡ ተመጣኝነት?

ከከገገገ፡ ከከመጣኝ፡፡

ከከገገገው፡ ሰዎች፡ ሰዎች፡ ገን
ዘገ፡ ከከገገ፡?

ከከገገ፡ ከምጠጡ፡ ጠር፡ ከከገገ፡፡

መጠጥ፡ ማን፡ ሲጠጡ፡
ከየህ?

የመጠጥ፡ ገንጠ፡ ትንጠጥ፡
ከፍ፡ ሰዎች፡ ጠጡ፡ ከየህ፡፡

የጠጡትን፡ መጠጥ፡ የት፡ ከገ
ኛች?

ከከገገ፡ ከተመጣ፡ ጠጡት፡ ከገገገ፡
ት፡፡

ከከገገ፡ ሰዎች፡ የመጠጡ፡
ማን፡ ነው?

ከከገገ፡ የመጠጡ፡ ከፍ፡ ነገ፡፡

ንገሥቱ

መከራ

የደብዳቤ ስራዎች: የሰነድ ስራዎች: ስራዎች: ስራዎች::

ቅጥር: ስራዎች?

ስራዎች: የሰነድ ስራዎች: ስራዎች: የሰነድ ስራዎች: ስራዎች::

ቅጥር: የሰነድ ስራዎች?

የሰነድ ስራዎች: የሰነድ ስራዎች: ስራዎች: ስራዎች::

ስራዎች: ስራዎች?

የሰነድ ስራዎች: የሰነድ ስራዎች: ስራዎች: የሰነድ ስራዎች: ስራዎች::

የሰነድ ስራዎች?

የሰነድ ስራዎች::

የሰነድ ስራዎች: የሰነድ ስራዎች: ስራዎች: የሰነድ ስራዎች::

የሰነድ ስራዎች: የሰነድ ስራዎች:

የሰነድ ስራዎች?

የሰነድ ስራዎች: የሰነድ ስራዎች: ስራዎች: የሰነድ ስራዎች::

የሰነድ ስራዎች?

የሰነድ ስራዎች: የሰነድ ስራዎች: የሰነድ ስራዎች: የሰነድ ስራዎች::

የሰነድ ስራዎች: የሰነድ ስራዎች: የሰነድ ስራዎች: የሰነድ ስራዎች: የሰነድ ስራዎች:

የሰነድ ስራዎች: የሰነድ ስራዎች: የሰነድ ስራዎች: የሰነድ ስራዎች::

የሰነድ ስራዎች?

ጥያቄ

መጠን

ጠቅላይ ስራዎች ለማጠናቀቅ ለሚገቡ ሰዓቶች ግን፡
 እንዲሁም ለሌሎች ሰዓቶች ለሚገቡ ሰዓቶች ግን፡
 ህይወት?

ለሆነው ሰዓት ለሚገቡ ሰዓቶች ለሚገቡ ሰዓቶች ግን፡
 ለሆነው ሰዓት ለሚገቡ ሰዓቶች ለሚገቡ ሰዓቶች ግን፡

ለሆነው ሰዓት ለሚገቡ ሰዓቶች ለሚገቡ ሰዓቶች ግን፡
 ለሆነው ሰዓት ለሚገቡ ሰዓቶች ለሚገቡ ሰዓቶች ግን፡
 ለሆነው ሰዓት ለሚገቡ ሰዓቶች ለሚገቡ ሰዓቶች ግን፡

ለሆነው ሰዓት ለሚገቡ ሰዓቶች ለሚገቡ ሰዓቶች ግን፡
 ለሆነው ሰዓት ለሚገቡ ሰዓቶች ለሚገቡ ሰዓቶች ግን፡
 ለሆነው ሰዓት ለሚገቡ ሰዓቶች ለሚገቡ ሰዓቶች ግን፡

ለሆነው ሰዓት ለሚገቡ ሰዓቶች ለሚገቡ ሰዓቶች ግን፡
 ለሆነው ሰዓት ለሚገቡ ሰዓቶች ለሚገቡ ሰዓቶች ግን፡
 ለሆነው ሰዓት ለሚገቡ ሰዓቶች ለሚገቡ ሰዓቶች ግን፡

ለሆነው ሰዓት ለሚገቡ ሰዓቶች ለሚገቡ ሰዓቶች ግን፡
 ለሆነው ሰዓት ለሚገቡ ሰዓቶች ለሚገቡ ሰዓቶች ግን፡
 ለሆነው ሰዓት ለሚገቡ ሰዓቶች ለሚገቡ ሰዓቶች ግን፡

ለሆነው ሰዓት ለሚገቡ ሰዓቶች ለሚገቡ ሰዓቶች ግን፡
 ለሆነው ሰዓት ለሚገቡ ሰዓቶች ለሚገቡ ሰዓቶች ግን፡
 ለሆነው ሰዓት ለሚገቡ ሰዓቶች ለሚገቡ ሰዓቶች ግን፡

ንጾቃ

መከሰ

በክሚራግ፡ ውስጥ፡ ገዛ፡ ከዎ፡ ያገኛኮ። ከጭረም፡ ሰ
 ሊጅም፡ ሰው፡ ያገኛኮ? ው፡ በገዛ፡ ያገኛኮ።
 ትኩቅ፡ መኪና፡ ትመዳኮህ? መካከኮኛ፡ መኪና፡ ከመ
 ዳኮሁ።

ድርሰት

በኪትሎጅያ፡ ውስጥ፡ መዳ፡ መኪና፡ ሰጌ፡ ቤት፡ መ
 ሄድ፡ በጣም፡ የፋኮመዳ፡ ናው። የፋሰፋ፡ ልግሱ፡ ከመግ
 ዛት፡ የፋኮመዳ፡ ሰካኮሆና፡ ከገዛኛው፡ ሰው፡ ልግሱ
 ን፡ መዳ፡ መኪና፡ ሰጌ፡ ቤት፡ ያወሰዳኮ።

የፋሰግ፡ በዓቴ፡ ሰካዳረሰ፡ ከቶ፡ ነገገዳ፡ ከንጅ፡
 መኮ፡ ልግሱ፡ ከመግሰፋት፡ መዳ፡ መኪና፡ ሰጌ፡ ቤት፡
 ሄዳ። ከቶ፡ ከመግ፡ በገገፋመው፡ የታወቀ፡ ልግሱ፡ ሰጌ፡
 በመሆኑ፡ ገዛ፡ ሰዎች፡ ልግሱን፡ መዳ፡ ከረሱ፡
 ሰቆ፡ ሰካሚያመጡ፡ ከቶ፡ ነገገዳ፡ ቀዳም፡ ገዛ፡ ልግሱ፡ ል
 ግሱን፡ መዳ፡ ከመግ፡ ሰቆ፡ ከመጣው።

ከቶ፡ ከመ፡ ያቶ፡ ክጠዱን፡ ልብጠ፡ ክመከካ ሄ፡
 ጠሬት፡ ክንዲት፡ ሆኖ፡ ክንዲሰፋኮት፡ ጠዋቀው። ከቶ፡
 ክጠዱም፡ ሱራው፡ ሰፊ፡ ክንዲሆን፡ ክጅጋው፡ ሊጅም፡
 ክንዲሆን፡ ክቶ፡ መካክኮኛ፡ ክንዲሆን፡ ነገረው።

ጠዚሁ፡ ሰምምናት፡ መሠረት፡ ከቶ፡ ከመ፡ ልብጠ
 ን፡ ከክቶ፡ ክጠጠረሱ፡ ጠኒካ፡ ጠመመጣው፡ ሰምንት፡
 መንቶ፡ የቶሰፋውን፡ ልብጠ፡ ክንዲመሰክድ፡ ነገረው።

ከፋሲካ፡ ጠዳቴ፡ ከቶ፡ ክጠዱ፡ ክዲሱን፡ ልብጠ፡
 ከብሰ፡ ወዲ፡ ጤቶ፡ ክርሰቲያን፡ ሂዲ፡ ጠክነጠሮ፡ የቶ
 ርብ፡ ጊዲኛኛ፡ ክዲሱ፡ ልብጠ፡ ጠጣም፡ ክንዲቶሰማ
 መጣው፡ ጠክነገሩት፡ ክጅግ፡ ዲሱ፡ ጠኩት፡ ጠዳኩን፡ ክ
 ሰከረ።

ጥያቄዎች

- ከቶ፡ ክጠዱ፡ የት፡ ሂዲ?
- ከቶ፡ ክጠዱ፡ ወዲ፡ መነጋ፡ ሰፊ፡ ጤት፡ ከምን፡ ሂዲ?
- ከምን፡ ክንድ፡ መኩ፡ ልብጠ፡ ከመጠሰ፡ ሌከን?
- ከቶ፡ ከመ፡ ጠክነመጣው፡ የቶመቀ፡ ልብጠ፡ ሰፊ፡
 ነው?

ከቶ፡ ነጠዳ፡ ከምን፡ ወዳ፡ ከቶ፡ ከመ፡ ሱቆ፡ ቀ
ዳም፡ ገሎ፡ ሄዳ?

ከቶ፡ ከመ፡ የከቶ፡ ነጠዳን፡ ለገሎ፡ ክመከገ፡
ገሎን፡ ምን፡ ከከ?

ከቶ፡ ነጠዳ፡ ሱራው፡ ጠገገ፡ ከንዲሆን፡ ራከገ?

ከቶ፡ ሊጅም፡ ከንዲሆን፡ የመዳከ?

ከቶ፡ ነጠዳ፡ ለገሎን፡ መን፡ ከመውሰድ፡
ተከመገመገ?

ከቶ፡ ገሎ፡ ከቶ፡ ነጠዳ፡ ምን፡ ከዳራገ?

የቆሮገ፡ ገዳጅ፡ ከከቶ፡ ነጠዳ፡ ምን፡ ከከቶ?

ገሎን፡ የሆነ፡ ወሰን፡ ወዳ፡ መገዳ፡ ሰጠ፡ ገሎ፡
መሄዳ፡ የሆነመዳ፡ ነው?

የከገገ፡ መገሰጠ፡ ዋጋ፡ ወዳ፡ ነው?

ገሎን፡ ወሰን፡ ከገሰገ፡ ወዳ፡ ከገገ፡ የሆነ
ሆነ፡ ለገሎ፡ የገሰገ?

እሥራ: ስምንተኛ: ገምገማ

ገምገማ

ክገገ

ክገገ

እንደምን: እድሩ: እቶ: የሐንሰ?

ዛሬ: በጣም: ጥሩ: ቀን: ስህህፍ:

ጃን

እኔም: ወደ: ተሌሌው: ከመሄ

እጣዚኸብሐር: የመስገን: ደህና:

ድ: እዘጋጃከሁ::

ገን። እርሰዎስ?

ጃን

ክገገ

ስማዩ: ደመና: ስህህፍ: ዝናብ: ዩ

በማከዳ: የቶ: ዩሄዳኩ?

ዘንብ: የመስገንዎታኮ?

ጃን

ክገገ

ቢሮ: ነመጣጣቶ: በሬት: ገንገገ:

የከም: የሚዘንብ: እየመስገንኝም::

ኸርኸር: ስህህፍሬገግ: ወደ:

ምናገገት: ነገ: ዩዘንብ: ዩሆናኮ::

መናገሻ: እሄዳከሁ::

ገንገገ: መስገን

ገንገገ

መስገን

ዛሬ: ወደ: ሲኒማ: ገንገገ: ገንገገ

ኸርኸር: ስህህፍ: ምናገገት: እሄድ:

ከህ?

ዩሆናኮ::

ጥያቄ

መልስ

ነገ፡ ማከዳ፡ ወደ፡ ሲሮ፡ ቀሄዳኩ? ምናልባት፡ እሄድ፡ ቀሆናል።

ነገ፡ ጥዎት፡ እንቀሩ፡ ገሰገሶችህ፡ ምናልባት፡ እንገረገሮ፡ ቀሆናል።
ምን፡ ትሠራካችሁ?

ወደ፡ መናፈሻ፡ መሄድ፡ ማን፡ ተማሪዎች፡ መናፈሱ፡ ስለሚፈልጉ?
ቀላላይ?

ገዚህ፡ ሰጠች፡ ተራራ፡ እየተሻሻለ? ገዚህ፡ ሰጠች፡ እካየሁም፤ ወደፊት፡
እየ፡ ቀሆናል።

ትናንት፡ እዚህ፡ ዝናብ፡ ዘነገ? ትናንት፡ እከዘነገም፤ ምናልባት፡
ዛሬ፡ የዘንገ፡ ቀሆናል።

ትናንትሩ፡ ከምሳ፡ የሰጠችሁት፡ እኛ፡ ጥሩ፡ ነገር። ነገር፡ ግን፡ የዛሬ
ው፡ የተሻሻለ፡ ጣዕም፡ ቀላላይ፡
ቀሆናል።

እኛ፡ ከማን፡ ታውቀዎታለህ? እኔ፡ እካውቀውም፤ ምናልባት፡
ወይዘሮ፡ እከማዝ፡ ታውቀው፡
ቀሆናል።

ተማሪዎች፡ ወደ፡ አሜሪካ፡ ከመ ምናልባት፡ የሰማሙ፡ ቀሆናል።
ሄድ፡ የሰማሙ፡ የመስከሃል?

ወይዘሮ፡ ጥሩነሽ፡ ከምን፡ ያመጃ ገንዘብ፡ ቀላላት፡ ቀሆናል።
ጌንገ፡ መገረ፡ ገዛች?

ጥያቄ

መልስ

ወይዘሮ፡ ጥፋኝ፡ ትምህርት፡ ቤት
ት፡ ብትገባ፡ ጥፋ፡ ይመስላሃል?

ምናህገት፡ ጥፋ፡ ይሆናል።

ገዢ፡ ገቢት፡ ስዚህ፡ ገቢ፡ መጥ፡
ታችሁ፡ ነገር?

ምናህገት፡ መጥተን፡ ይሆናል።

ወደ፡ ስደት፡ ገብተዋል፡ ትህዳህን
ሁ?

ምናህገት፡ ስገብተንን፡ ስገብተንን፡
ስንህድ፡ ይሆናል።

ጊዳ፡ ለሰዓት፡ ገብቤት፡ ወደ፡
ወጭ፡ ገዳይ፡ መረከቁር፡
ትወስድዎታህ?

ምናህገት፡ ስንወስድት፡ ይሆናል።

ዛሬ፡ ማታ፡ ወደ፡ ሆስፒታል፡ ትህዳ
ህ?

ምናህገት፡ ህዳን፡ መሆኔ፡ ስንሰማ፡
ይሆናል።

ወደ፡ ሲኒማ፡ ቤት፡ ስምን፡ ህዳ?
ይሆናል።

ምናህገት፡ ሲኒማውን፡ ወደውት፡
ይሆናል።

ስላሳ፡ ስምን፡ ስምን፡ ወደ
ደው?

ገርጃ፡ ስምንት፡ ይሆናል።

ስላሳ፡ ስምንት፡ ስምንት፡ ስምንት፡
ምን፡ ያደርጉበታል?

በጣም፡ ጥፋ፡ ቤት፡ ይገዙበት፡ ይሆ
ናል።

ጥፋ፡ ሥራ፡ በመሥራት፡ ስምን፡
ታገኛህ?

ምናህገት፡ ወደ፡ ስመሪገ፡ ስንህድ፡
ይሆናል።

ንያቋ

መከሰ

መኪናውን፣ ከምን፣ ሰጣት?

ምናከገት፣ ስምምነት፣ ኸድርገው።

ቀረቀጥ።

ኸናትና፣ ኸገትህን፣ ከመጠን፣ ወደ።

ከኩሊት፣ ገደብ፣ ኸህድ፣ ቀረቀጥ።

ኸገርህ፣ መቼ፣ ትህዳህ?

ወቀዘር፣ ፕላን፣ ገንዘብ፣ ከምን፣

ከከፊት፣ ገንጠል፣ ከመጠን፣ ቀረቀጥ።

ያስፈልጋቸዋል?

ኸመገናኛ፣ ገንዘብ፣ ገደብ፣ ነው?

ኸዎ፣ ገንዘብ፣ ገደብ፣ ነው፤ ግን።

ይከመድ፣ ቀረቀጥ።

ተመገናኛ፣ ከምን፣ ኸገንዘብ፣

ወደ፣ ትምህርት፣ ገንዘብ፣ ህድ፣

ኸከገንዘብ፣

ቀረቀጥ።

ኸገንዘብ፣ ገንዘብ፣ ገደብ፣ ያለቅ፣

ገንዘብ፣ ገደብ፣ ያለቅ፣ ቀረቀጥ።

ይመሰክሩኛል?

ኸት፣ ከመጠን፣ መጠን፣ ኸገገ?

የከም፣ ኸከገገ፣ ኸገገገ።

ምናከገት፣ ገንዘብ፣ ያለቅ፣ ያለቅ።

ቀረቀጥ።

ኸተመገናኛ፣ የት፣ ኸኩ?

ህድ፣ ከመጠን፣ ወደ፣ ኸኩ።

ገንዘብ፣ ህድ፣ ቀረቀጥ።

ወደ፣ ኸኩ፣ ኸገገ፣ መህደር፣

ምናከገት፣ ከሰዎች፣ የገንዘብ፣ ቀረቀጥ።

ከመጠን፣ ከገንዘብ፣

ቀረቀጥ።

ጥያቄ

መልስ

ከምን፡ እድሱ፡ መገናኛ፡ ከመግጥሞ ምናልባት፡ እስኪከፈቅ፡ ቀረጽ።
 ፊት፡ ትኩረት፡ ከሆነ?

የሙያ፡ ጉዳይ፡ መረጃ፡ ከምን፡ ከመታወቅ፡ እየከፈቅ፡ ቀረጽ
 ገንዘብ፡ ክርክር፡ እየሆነ?

እከመገን፡ ዛሬ፡ በሰዓት፡ ከምን፡ ስለሆነ፡ እንደሆነ፡ ቀረጽ።
 እከመገን፡ ፊት፡ ቀረጽ።

ተመሳሳይ፡ በሰዓት፡ ሰዓት፡ ስለሆነ፡ እከመገን፡ ሰዓት፡ ስለሆነ፡ ቀረጽ።
 ሰዓት፡ ስለሆነ፡ ቀረጽ።

እከመገን፡ በግንዛቤ፡ ገንዘብ፡ መረጃ፡ ስለሆነ፡ ቀረጽ።
 ሰዓት፡ ስለሆነ፡ ቀረጽ።

እከመገን፡ እከመገን፡ መረጃ፡ ስለሆነ፡ ቀረጽ።
 ሰዓት፡ ስለሆነ፡ ቀረጽ።

ገንዘብ፡ ከምን፡ እከመገን፡ ስለሆነ፡ ቀረጽ።
 ሰዓት፡ ስለሆነ፡ ቀረጽ።

መረጃ፡ ገንዘብ፡ ከመረጃ፡ በሆነ፡ ስለሆነ፡ ቀረጽ።
 ሰዓት፡ ስለሆነ፡ ቀረጽ።

ገንዘብ፡ መረጃ፡ ስለሆነ፡ ቀረጽ።
 ሰዓት፡ ስለሆነ፡ ቀረጽ።

ጥያቄ

መልስ

ዛሬ፡ ወደ፡ ከገርግ፡ ደብዳቤ፡ ይ
ጽፋሉ?

ምናከገጉ፡ ከንድ፡ ከጭር፡ ደብዳ
ቤ፡ ክድፍ፡ ቀሆናኮ።

ድርሰት

ከቶ፡ ከገበዳ፡ ከቶ፡ የሐንሰ፡ ያመቻ፡ ሊፍታቸውን፡ ጠቅረብ፡
ቀዳጅ፡ ውስን፡ ስሐሚያገጅ፡ ተገናኝተው፡ ምን፡ ክንድሚሠሩ፡
መናጋገር፡ ፈኮቻ።

ከቶ፡ የሐንሰ፡ ጠረፍቱ፡ ጊዜ፡ ወደ፡ ከንድ፡ የዋና፡ ጠታ፡ ሄዷ፡
መዋንቶ፡ ክፍሎቻቸው፡ ክኮ። ከቶ፡ ከገበዳ፡ ግን፡ ወደ፡ ከንድ፡ ተሌሌ፡
ካዎ፡ ከገጽጽቶ፡ ጋር፡ መውጣትና፡ የሊፍታቸውን፡ ጊዜ፡ ክዲያ፡ ማሳካፍ፡
ፈኮቻ፡ ሁከቱም፡ የሊፍታቸውን፡ ጊዜ፡ ክብረው፡ ከማሳካፍ፡ የ
ሚፈኩቻቸውን፡ ነገር፡ ተመሳሳይ፡ ስካኮሆኑ፡ ወደየመረጡቸው፡ ጠታ፡
ሄዱ።

ሁከቱም፡ የሊፍታቸውን፡ ጊዜ፡ ጨርሰው፡ ሲመከሩ፡ ያቶቻን
ና፡ የሰውቶን፡ ነገር፡ ጠመናጋገር፡ ኪጠቀሙ፡ ይችሉ፡ ቀሆናኮ።

ጥያቄዎች

ከቶ፡ ነጠደና፡ ከቶ፡ የሐንሰ፡ የረፍታቸውን፡ ጊዜ፡ መቼ፡

ያገኛሉ?

የረፍታቸውን፡ ጊዜ፡ ነጠጣጥንታቸው፡ ጠፊት፡ ምን፡ ማድረግ፡

ፈከን?

ከቶ፡ የሐንሰ፡ ጠረፍቱ፡ ጊዜ፡ የት፡ መሄድ፡ ፈከን?

ከቶ፡ ነጠደ፡ ጠረፍቱ፡ ጊዜ፡ የት፡ መሄድ፡ ፈከን?

ከምን፡ ከረፍታቸው፡ ከጠረው፡ ወደ፡ ከንድ፡ ጠቀ፡

ከከሄዱም?

የረፍታን፡ ጊዜ፡ ከከጃቸው፡ ጋር፡ ማሳከፍ፡ የፈከን፡ ማን፡ ነው?

ያዩትንና፡ የሰውትን፡ ነገር፡ ከመነጋገር፡ ከምን፡ ፈከን?

ከንቀ፡ የረፍትህን፡ ጊዜ፡ ከቀሌሌ፡ ነቀ፡ ከካሪፈሃለ?

የናንቀ፡ የረፍትን፡ ጊዜ፡ መቼ፡ ነው?

ጠንቀማው፡ ውስን፡ የዋና፡ ጠቀ፡ ከለ?

ክፍል፡- ዘጠና፡፡ ገጽ 19

3990

ክፍል

የቅርብ፡ ገቢ፡፡ የገቢ ገንዘብ፡፡ በመገንዘብ፡ ገንዘብ፡፡ ክፍል፡፡
ገንዘብ፡ ገንዘብ፡፡ ገንዘብ፡፡

ገንዘብ

ገንዘብ

የገንዘብ ገንዘብ፡፡ በገንዘብ፡፡ ገንዘብ፡፡ ገንዘብ፡፡ ገንዘብ፡፡
ገንዘብ፡፡ ገንዘብ፡፡ ገንዘብ፡፡ ገንዘብ፡፡ ገንዘብ፡፡

ክፍል

ገንዘብ

ገንዘብ፡ ገንዘብ፡፡ ገንዘብ፡፡ ገንዘብ፡፡ ገንዘብ፡፡ ገንዘብ፡፡
ገንዘብ፡፡ ገንዘብ፡፡ ገንዘብ፡፡ ገንዘብ፡፡ ገንዘብ፡፡

ገንዘብ፡፡ ገንዘብ፡፡

ገንዘብ፡፡ ገንዘብ፡፡

ገንዘብ

ገንዘብ፡፡ ገንዘብ፡፡

ገንዘብ፡ ገንዘብ፡፡ ገንዘብ፡፡ ገንዘብ፡፡

ገንዘብ

ገንዘብ፡፡ ገንዘብ፡፡

ገንዘብ፡፡ ገንዘብ፡፡

ክፍል

ገንዘብ፡፡ ገንዘብ፡፡

ገንዘብ፡ ገንዘብ፡፡ ገንዘብ፡፡ ገንዘብ፡፡

ገንዘብ፡፡ ገንዘብ፡፡

ገንዘብ፡፡ ገንዘብ፡፡

ገንዘብ፡፡ ገንዘብ፡፡

ጥያቄና መሪ

ጥያቄ

መሪ

የፊ: መኒና: ነከማ: መኒና: ቀይ: ነው?

ክዋ: ያንቀ: መኒና: ነከማ: መኒና: ቀይ: ነው::

የፕሬዚዳንቱ: ቤት: ነገራቶች: ሁኪ: ኢጅግ: በጣም: ነጭ: ነው?

ክዋ: ነገራቶች: ሁኪ: ኢጅግ: በጣም: ነጭ: ነው::

ከዲሉ: ቤትህ: ነገራቶች: ቤቶች: በጣም: ሰፊ: ነው?

ክዋ: ሰፊ: ነው:: የከም: ሰፊ: ከይደከም::

የሲንዶካይ: ዓየር: ነዚህ: ክገር: ዓየር: ንጉ: ር: ዓየር: ንጉ: ነው?

ክዋ: ነዚህ: ክገር: ዓየር: ንጉ: ነው:: የከም: ነዚህ: ክገር: ዓየር: ንጉ: ከይደከም::

ነዚህ: ኢርሳሳና: ነዚያ: ኢርሳሳ: የህኛውን: ክወዳከሁ?

የህኛውን: ክወዳከሁ::

ነዚህኛውና: ነዚያኛው: ሰው: የኛው: ሰው: ኢጅግ: በጣም: ክከተዋ የኛው: ኢጅግ: በጣም: ክከተዋ: ተዋይ: ነው?

የኛው: ሰው: ኢጅግ: በጣም: ክከተዋ: ተዋይ: ነው::

ነሁከቱ: ቤቶች: በጣም: ሰፊ: ልዩ: በጣም: ሰፊውን: ክወዳከሁ?

ክዋ: በጣም: ሰፊውን: ክወዳከሁ: ሁ::

ጥያቄ

መልስ

ይህኛው፡ ቀመጫ፡ ነዚያኛው፡

ኸዎ፡ በጣም፡ ኸስተዋይ፡ ነው።

በጣም፡ ኸስተዋይ፡ ነው?

የህም፡ ኸስተዋይ፡ ኸይደከም።

ነሁከቱ፡ ቀጠጠዎች፡ የትኛው፡

ያኛው፡ በጣም፡ ትህቅ፡ ነው።

በጣም፡ ትህቅ፡ ነው?

ነሁስቱ፡ ቀመጫዎች፡ የትኛውን፡

ሁከተኛውን፡ ቀመጫ፡ ኸኼግ፡ በጣ

ኸኼግ፡ በጣም፡ ትወዳህ?

ም፡ ኸወዳህ።

ነትህቅ፡ ነትንቸ፡ መናፈሻ

ትህቅን፡ በጣም፡ ኸንወዳህ?

ዎች፡ የትኛውን፡ በጣም፡

ትወዳህ?

ነኸኪስ፡ ኸበጣ፡ ዋሽንግቶን፡

ኸዎ፡ ዋሽንግቶን፡ ይመቻህ።

ይመቻህ?

የህም፡ ዋሽንግቶን፡ ኸይመቻም።

የናንቱ፡ ኸገር፡ ነገ፡ ኸገር፡ በጣ

ኸዎ፡ የኛ፡ ኸገር፡ በጣም፡ ንጉ፡

ም፡ ንጉ፡ ነው?

ነው።

ነትህቅ፡ ትንቸን፡ ሊሮ፡ ትወዳህ

ኸዎ፡ ትንቸን፡ ኸወዳህ።

ህ?

የዛሬው፡ ዓየር፡ ነትናንቱ፡

ኸዎ፡ የዛሬው፡ ነትናንቱ፡ ንጉ፡

ንጉ፡ ነው?

ነው።

የህም፡ የዛሬው፡ ነትናንቱ፡ ንጉ፡

ኸይደከም።

ጥያቄ

መልስ

ከቅዳሜና፡ ከክህድ፡ የቶኛው፡ ቅዳሜ፡ በጣም፡ ይሞቅ፡ ነገር።

በጣም፡ ይሞቅ፡ ነገር?

ጥዋቁ፡ ከመታው፡ ይበርዳል? ከዎ፡ ጥዋቁ፡ ይበርዳል።

የከም፡ ጥዋቁ፡ ከይበርድም።

ከሙቀትና፡ ከብርድ፡ የቁጥ፡ ብርድ፡ ክወዳከሁ።

ክወዳከህ?

ከወጓዙና፡ ከገሐኑ፡ የቶኛው፡ ወጓዙ፡ በጣም፡ ሩቅ፡ ነው።

ሩቅ፡ ነው?

ካንተ፡ ልጅ፡ ይልቅ፡ ያቶ፡ ከሙ፡ ከዎ፡ ሊጅም፡ ነው።

ልጅ፡ ሊጅም፡ ነው?

የከም፡ ሊጅም፡ ከይደከም።

ከዚያኛው፡ ይልቅ፡ ያህኛው፡ ከዎ፡ መጥፎ፡ ነው።

ሰው፡ መጥፎ፡ ነው?

የከም፡ መጥፎ፡ ከይደከም።

ካቶ፡ የሐንብና፡ ከወይዘሮ፡ ጥሩ፡ ያቶ፡ የሐንብ፡ ጥሩ፡ ነው።

ሸ፡ ከመገራገሪ፡ የመገገ፡ ጥሩ፡

ነው?

ያንተ፡ ክፍል፡ ከዚህኛው፡ በጣም፡ ከዎ፡ የፎ፡ ክፍል፡ ከዚህኛው፡

ውድ፡ ነው?

በጣም፡ ውድ፡ ነው።

የጥሩ፡ ጠረጴዛ፡ ነፎ፡

የከም፡ ከቆሻካም።

ጠረጴዛ፡ ይሻካል?

ጥያቄ፡

መልስ

ካሬገገዳው፡ መድሐፍ፡ ለጫውን፡ ከዎ፣ ለጫውን፡ ይመርጣል።
ይመርጣል?

ከቀድ፡ መኪና፡ ይህኛ፡ ገጽ 3፡ የከዎ፣ በጣም፡ ከሌሎችም።
በጣም፡ ትረገጥሃለህ?

ከዛሬና፡ ከገ፡ ወደ፡ ከገጠኙሁ፡ ከገ፡ ይህኛ፡ ዛሬ፡ መሄድ፡
መቼ፡ መሄድ፡ ትገጥሙኝ? ከገጠኙህ?

ከከሮከዎ፡ ከማርች፡ የህዳር፡ የገሰ የከዎ፣ በጣም፡ ጥሩ፡ ከሌሎችም።
ጥሩ፡ በጣም፡ ጥሩ፡ ነው?

ከከገሰ፡ ይህኛ፡ ጫማ፡ ትመርጣለህ? ጫማ፡ በጣም፡ ከመርጣህሁ።
ርግጠኛ?

ከገሰ፡ ይህኛ፡ ጫማ፡ ከመጠጣት፡ የከዎ፣ ጫማ፡ ከመጠጣት፡
ት፡ ትገጥሙኝ? ከሌሎችም።

ከደረ፡ ወጥ፡ ይህኛ፡ የሥራ፡ ከዎ፣ የሥራ፡ ወጥ፡ ከወዳካሁ።
ወጥ፡ ትወዳለህ?

ከወጥ፡ ይህኛ፡ ድመቷን፡ ሁከቶንም፡ ከወዳካሁ።
ትወዳለህ?

ጥያቄዎች

ገዢው፡ የምታርኩ ገቢው፡ ቀዳሾች፡ ስንት፡ ናቸው?

የቀዳሾች ስ፡ ስም፡ ማን፡ ማን፡ ይገኛሉ?

ከማኛ፡ ገዢው፡ ገመጃታቸው፡ ምን፡ ጊዜ፡ ተከሉ?

ከምን፡ ገንዘብ፡ ክርፍደው፡ ተከሉ?

ያቶ፡ ከማ፡ ገዢው፡ ቁርስ፡ ስንት ስ፡ ስም፡ ይሠራ፡

ነበር?

ቁርሳቸውን፡ ክብሉ፡ ገንዘብ፡ ስ፡ ከማ፡ ምን፡ ክፍሉ?

ስ፡ ከማ፡ ስ፡ ስም፡ ከ፡ ስም፡ ስም፡ ስም፡ ስም?

ከገንዘብ፡ ስም፡ ስም፡ ስም፡ ስም?

ንግግራቸውን፡ ስም፡ ስም፡ ስም፡ ስም፡ ስም?

ስ፡ ስም፡ ስም፡ ስም፡ ስም፡ ስም?

ሀያኛ፡ ትምህርት

ጓግግር

ጅን

ጅን

የመግቢያው፡ ሳምንት፡ ጥሩ፡ ቀን፡ ትግሬ፡ በየት፡ ክቅጣጫ፡ ይገኛል?

ቢሆን፡ ወደ፡ ተራራው፡ ክገባለን፡

ክብደ

እንሂድ።

ትግሬ፡ በስተ፡ ሰሜን፡ ይገኛል።

ክብደ

ጅን

እንደገና፡ በመግቢያው፡ ሳምንት፡ በስድስት፡ ክብግ፡ ዙሪያ፡ የሚገኙት፡

ጓጉ፡ ወደ፡ ትግሬ፡ ስለመሄድ፡

ኮሎኔል፡ ጠቅላይ፡ ግዛቶች፡

ክርሰዎ፡ ጋር፡ ወደ፡ ተራራው፡

እንመገን፡ ናቸው?

ከመሄድ፡ ክገባለን።

ክብደ

ጅን

በስተ፡ ምሥራቅ፡ ሐረርጌ፡ በስተ፡

ወደ፡ ትግሬ፡ ከምን፡ ይሄዳለን?

ምዕራብ፡ ወከጋና፡ በስተ፡ ደቡብ፡

ክብደ

ብ፡ ክፋሲ፡ ናቸው።

ክግብ፡ ወደ፡ ክድስት፡ ክብግ፡

ጅን

ከመምጣት፡ ስንሰብ፡ እር

ክትግሬ፡ መቼ፡ ይመከራሉ?

ሳቸውን፡ ከመምጣት፡ መሄድ

ክብደ

ድ፡ ክከገኛ።

ክክፊር፡ ቀን፡ በኋላ፡ እመከራሉ።

ጅን

ጅን

መስገዳ፡ ገዛ፡ እመኛህዎታህ

ጤና፡ ይስጥክኝ።

ሁ። ካገኝዎ፡ ሰከረሁኋል።

ክብደ

ያቅርቡክኝ።

እመኛ፡ ጤና፡ ይስጥክኝ።

ክብደ

እሺ፡ እቅርገሁ።

ጥያቄና፡ መሰሰ

ጥያቄ

መሰሰ

እዚህ፡ ክፍሉ፡ ልሰጥ፡ ብርድ፡

እዎ፡ ይሰማኛህ።

ይሰማሃህ?

የህዳ፡ እይሰማኝም።

የፊክግሽሎ፡ መኒና፡ ተሰጠሽ?

እዎ፡ ተሰጠኝ።

የህዳ፡ እኮተሰጠኝም።

የዛሬ፡ ቀን፡ ለምቀቶችኋህ?

እዎ፡ በጣም፡ ይሞቀናህ።

የህዳ፡ እያሞቀኝም።

እዚህ፡ ክብግ፡ ልሰጥ፡ ይብርዱኝ

እዎ፡ ይብርዱህ።

ኋህ?

የህዳ፡ እይብርዱኝም።

ሲኛህ፡ ስተጫሱ፡ ሌሰህን፡ ያም

እዎ፡ ያመኛህ።

ሃህ?

የህዳ፡ እያመኝም።

ጥያቄ

መልስ

ከመ፡ ዋናጊህ፡ ይገገሃል?

ክዎ፡ ይገገኛል።

የከም፡ ክይገገኝም።

ያነጠጠው፡ መድሐፍ፡ ይገገቸ

ክዎ፡ ይገገቸዋል።

ዋል?

የከም፡ ክይገገቸውም።

ቡና፡ ስትጠጣ፡ ሌሳህን፡ ይሻል

ክዎ፡ ይሻከኛል።

ሃል?

የከም፡ ክይሻከኝም።

በሰዓት፡ ስንት፡ ብር፡ ይገገፈልሃ

ሁከት፡ ብር፡ ይገገፈከኛል።

ል?

ድብዳቤ፡ መቼ፡ ይደርስሃል?

ገንዘብ፡ ቀን፡ በኋላ፡ ይደርስኛል።

ይህ፡ መገናኛ፡ ከመ፡ ይገገዋል?

ከጥሩነሽ፡ ይገገታል።

ወደ፡ ክገገፍን፡ መሄድ፡ ይገገና

ክዎ፡ መሄድ፡ ይገገኙኋል።

ል?

የከም፡ መሄድ፡ ክይገገኙሁም።

ክደሱን፡ ቤት፡ ከመ፡ ይሰጠዎ

ከፎ፡ ይሰጠኛል።

ል?

ክገገኛ፡ ክገገኝህን፡ ነገህ፡ ስንት፡ ሦስት፡ ዓመት፡ ሆነኝ።

ሦስት፡ ዓመት፡ ሆነኝ።

ዓመት፡ ሆነህ?

ይህ፡ ክጭር፡ ጠረጴዛ፡ ከመ፡

ከሉ፡ ይገገዋል።

ይገገዋል?

ጥያቄ

መልስ

የኛ፡ ጠቅካይ፡ ግዛት፡ ፖራ፡ ይመ
በኮሃላ?

ወደፊት፡ በግም፡ ፖራ፡ የሚሆን፡
ይመስሉኛል።

ወደ፡ ክዲስ፡ ክበግ፡ ክንደምትሃ
ጁ፡ መቻ፡ ይናገርኻል?

ከሁከት፡ ቀኖች፡ በኋላ፡ ይናገራሉ።

ወደ፡ ፋሲያ፡ ጠቅላይ፡ ይበርዳህ፡
ይመስሉሃል?

ክዎ፡ ይበርዳሉ።

ከጥናት፡ ላይ፡ ይበርዳሉ?

ክዎ፡ ይበርዳሉ።

የከም፡ ክይበርዳም።

ሌላህን፡ ትንሽ፡ ተሻክህ?

ክዎ፡ ትንሽ፡ ተሻክኝ።

የከም፡ ክከተሻክኝም።

ከደው፡ የረክና፡ ከዋሽንጥቶን፡
የቱ፡ ከተማ፡ ደስ፡ ይካቸዋል?

ዋሽንጥቶን፡ በግም፡ ደስ፡ ይካቸዋል።

ክመረቅ፡ ቋንቋ፡ ይገባኛል?

ክዎ፡ ትንሽ፡ ይገባኛል።

የከም፡ ክይገባኝም።

ክመኪናው፡ ውስጥ፡ መቀት፡
ወይስ፡ ብርድ፡ ይሰማሃል?

ብርድ፡ ይሰማኛል።

ከሥር፡ ሰዓት፡ ጠቅላላ፡ ጠንቅ፡
ብር፡ ይሰማኝኋል?

ሀይ፡ ብር፡ ይሰጠዋል።

ጥያቄ

መልስ

የመገናገሪያው ቋንቋ ይገገሃል? የአም ከይገገኝም።

ሐገም፡ ቤት፡ ገንዘብ፡ ይሻሻላል? ከዎ፡ ይሻሻላል።

ከዎ፡ የሐንገሩ፡ ወይዘሮ፡ ጥሩ ነ። ከዎ፡ ይሰማኛል።

ክ፡ ሲገገሩ፡ ይሰማሃል? የአም ከይሰማኝም።

አማ፡ የመጣ፡ ይመስላል? ከዎ፡ የመጣ፡ ይመስላል።

የአም፡ የመጣ፡ ከይመስላኝም።

ድርሰት

ያዎ፡ አማር፡ ያዎ፡ የሐንገሩ፡ የረጅም ጊዜ፡ ገንዘብ፡ ገ
 ምን፡ ስህተት፡ ወይ፡ ገንዘብ፡ አዎ፡ ሄደው፡ ነገር። በዚህም፡
 ገንዘብ፡ ደር፡ አዎ፡ የሄዱ፡ በገዛ፡ መቶ፡ የሚቆጠሩ፡ ሰዎች፡
 ከገኙ። ከነሱም፡ ጋር፡ በመዋገድ፡ በመጨመር፡ ከገደቡም፡
 ያካቸውን፡ ምግብ፡ መጠን፡ ተገድተው፡ በመላካት፡ በጣም፡
 ተደስተው፡ ነገር። ከገደቡም፡ ጋር፡ መዋገድ፡ ሲያገኙ፡
 ተቀምጠው፡ ከገ፡ ገገ፡ ገገ፡ ጨዋታዎች፡ ከየገገውም፡ ገገ፡
 ዓክም፡ ገገ፡ ገገ፡ ገገ፡ ይገገሉ። ገገ፡ ገገ፡ ገገ፡ ገገ፡ ገገ፡

ጅቻቸው፡ ጋር፡ ነጥቻ፡ ጠኋካ፡ ምግብ፡ ሠርተው፡ ሌታቸውን፡
 ጠኩ። ድንጋጋቸውን፡ ጠገሕኑ፡ ዳር፡ ቀጥተው፡ ካንድ፡ ሳምንት፡
 ያህሉ፡ ነቆዱ፡ ጠኋካ፡ ወደ፡ ቤታቸው፡ ቀመኩሉ።

ጥያቄዎች

ከዋና፡ ወደ፡ ገሕር፡ የሄዱ፡ እነማን፡ ናቸው?

ከምን፡ ወደ፡ ዋና፡ ሄዱ?

ማንን፡ ይዘው፡ ሄዱ?

ከዋና፡ ነሃዱ፡ ጠኋካ፡ እዚያ፡ ምን፡ አገኙ?

እዚያ፡ ስንት፡ ሰዎች፡ አገኙ?

ከምን፡ ቀደሰቁ?

ዋናው፡ ሲደነገሩት፡ ምን፡ አደረጉ?

እዚያ፡ ጠቃ፡ ስንት፡ ጊዜ፡ ቆዩ?

እዚያ፡ ጠቆሙት፡ ጊዜ፡ የት፡ ይኖሩ፡ ነበር?

ገንዘብቸቸው፡ ጊዜያቸውን፡ እንዴት፡ ከሳከፏት?

ካንድ፡ ሳምንት፡ ጠኋካ፡ ወዴት፡ ሄዱ?

ከምን፡ ወደ፡ አገራቸው፡ ቀመኩሉ?

ዋና፡ ከጤና፡ ይጠቅማሉ?

ሀያ፡ ስንደኛ፡ ጉምህርቱ

ገገገር

ከማ

ጤና፡ ይከፍላል፤ ጌታዬ፤ ከማ፡ ከማ፡

ይገኛል።

የጊዛ፡ ሹም

አገላለጽ፡ ይገባል፤ ይቀመጡ።

ከማ

ክሺ፡ አመሰግናለሁ።

የጊዛ፡ ሹም

ምን፡ ካደርግላለሁ፤ ክቶ፡ ከማ?

ከማ

ወደ፡ አመሰግኖቼ፡ ከመሄድ፡ ስለ

ምፈጠራ፡ ጊዛ፡ አንድሰጠኝ፤

አፈጠራለሁ።

የጊዛ፡ ሹም

ከምን፡ ወደ፡ አመሰግኖቼ፡ መሄድ፡

ይፈጠራ?

ከማ

ጉምህርቱን፡ አዲሱ፡ ከመቀጠል፡

ከከምፈጠራ፡ ነው።

የጊዛ፡ ሹም

የጉዳዩ፡ ይገባል፤ ወሰን፡

ከመማር፡ ይፈጠራ?

ከማ

ዋሽንግተን፡ ወሰን፡ በማገኘት፡

በአመሰግኖቼ፡ ይገባል፤

ወሰን፡ ነው።

የጊዛ፡ ሹም

ይህ፡ ይገባል፤ ይቀጠልላል?

ከማ

ክዎ፡ ጌታዬ፤ ይገባል፤ አንድ

ማቀጠላችሁ፡ ይገባል፤ አሁን፡

በቅርብ፡ ጊዜ፡ ይገባል።

የጊዛ፡ ሹም

አሁን፡ ይገባል፤ ጊዜው፡ ሆኖ?

ከማ

በደብዳቤ፡ ጌታዬ።

ንጥቅና፡ መልክ

ንጥቅ

መልክ

በሰጠው፡ መቶ፡ የሚቆጠሩ፡ ሰዎች፡
ክገጥህ?

ምናጠገት፡ በሁከታና፡ በሦስት፡ መቶ፡
የሚቆጠሩ፡ ሰዎች፡ ክገጥሁ።

በመቶ፡ የሚቆጠሩ፡ ተማሪዎች፡ ወደ፡
ትምህርት፡ ሚኒስቴር፡ ሲሄዱ፡
ክገጥህ?

ክዎ፡ ብዙ፡ ተማሪዎች፡ ክገጥሁ።

ዛሬ፡ ወደ፡ ውጭ፡ ጉዳይ፡ ሚኒስቴር፡
የሚመጣውን፡ ሰው፡ ማን፡
ያውቃል?

ምናጠገት፡ ክቶ፡ ከማ፡ ያውቅ፡ ይሆ
ናል።

ክስተማሪዎችሁ፡ ከተማዎች፡ ጋር፡
ስከገኙት፡ መጠየቃችሁ፡ ይፈ
ልጋል?

የከም፡ ክይፈጠግም።

ክስዚህ፡ ሰዎች፡ ከሰጡ፡ ክገር፡ መጡ?
ሁም፡ ከሌሎች፡ ክክንግራዝ፡
ክገር፡ ይመጣሉ።

ክስዚህ፡ ክክሚሪግ፡ መጡ፤ ክንደ
ሁም፡ ከሌሎች፡ ክክንግራዝ፡
ክገር፡ ይመጣሉ።

ምግብህን፡ ክመንገድኛ፡ ጋር፡ መገፈ
ል፡ ክወዳህ?

ክዎ፡ በጣም፡ ክወዳሁ።

በረፍተኛሁ፡ ጊዜ፡ ወደ፡ ኪትዮጵያ፡
ከመሄድ፡ የምትፈልጉት፡ ከመደ
ሰት፡ ናው?

በረፍተኛን፡ ጊዜ፡ ወደ፡ ኪትዮጵያ፡
የምንሄደው፡ የሚያስደስቱ፡
ነገሮችን፡ ክማሰቱ፡ ነው።

ዛሬ፡ ማቶ፡ ወደ፡ ክደብ፡ ክተማ፡ መሄ
ድና፡ መደሰት፡ የሚፈጠግ፡ ማን፡ ነው?

ክኛ፡ መሄድና፡ መደሰት፡ ክገፈፈጋለን
ን።

ጥያቄ

መልስ

ከብረቱው፡ ወደ፡ ነገሩ፡ ገብቶ፡
ይደገግሃል?

አዎ፡ በጣም፡ ይደገግሃል።

ከአዲስ፡ ክብር፡ ወደዚህ፡ ክገር፡

አዎ፡ በጣም፡ ይደገግሃል።

ሰጥቶ፡ በጣም፡ ይደገግሃል?

ወደ፡ ነገሩ፡ ሄደህ፡ ጠቅሎ፡
ክፍሉም?

ነገሩን፡ በጥንቃቄ፡ ሄደህ፡ ክፍሉም።

ከአዲሱ፡ መገኘት፡ ፓላቲኖ፡ ሰጥቶ፡
ሰጥቶ፡ አዲሱን፡ ሰጥቶ?

ከአዲሱ፡ ከሰጥቶ፡ ሰጥቶ።

ምግብ፡ ሰጥቶ፡ ይሰጥቶህ?

አዎ፡ ሰጥቶህ፡ ይሰጥቶህ።

በአዲሱ፡ ወገን፡ ወገን፡ ስለ፡
ምግብ፡ ይሰጥቶ?

አዎ፡ ይሰጥቶህ።

ቀን፡ ቀን፡ አዲሱን፡ ወደ፡ ሰጥቶ፡
ሰጥቶ፡ ሰጥቶህ፡ ወደ፡
ይሰጥቶ?

ምግብ፡ ወደ፡ አዲሱን፡ ሰጥቶ፡
ይሰጥቶ፡ ይሰጥቶ።

ወገን፡ ከአዲሱ፡ ሰጥቶ፡ ሰጥቶ፡
ሰጥቶ?

ወደ፡ አዲሱ፡ ከአዲሱ፡ ሰጥቶ።

አዲሱን፡ ሰጥቶህ፡ ሰጥቶ፡
ሰጥቶ?

አዎ፡ አዲሱን፡ ሰጥቶ።

አዲሱን፡ ሰጥቶህ፡ ሰጥቶ፡
ሰጥቶህ?

አዎ፡ አዲሱን፡ ሰጥቶ።

አዲሱን፡ ሰጥቶህ፡ ሰጥቶ፡
ሰጥቶህ?

አዎ፡ ሰጥቶህ፡ ሰጥቶ፡
ሰጥቶህ።

ጥያቄ

መልስ

እኛ፡ ከሚፈጸሙ ሁኔታዎች ወይ፡ ክገሩ፡

እንዲገጥሙ ሁኔታዎች እንዲሄዱ፡፡

እየሄዱ፡ እናቱን፡ ያያሉ?

ነገሩን ለማንኛውም ሰው፡

እኛን፡ እውቀታችን፡፡

ያውቁን፡ ነገራት፡ ታወቁታል?

ፀሐይ፡ በምስራቅ፡ እንደሚገኝ፡

እንደ፡ ተማሪ፡ ነው፡፡ ስሙን፡ ግን፡

ያሉ፡ ማን፡ ነው?

እነሱ ለውሰዱ፡፡

በሌሎች፡ ለሌሎች፡ የሚገኙት፡ ከምስራቅ

በሌሎች፡ እንደ፡ በሌሎች፡ ከሌሎች

ም፡ ዛሬን፡ እንገምገሙ፡ ሆኖ፡

ም፡፡

እሱ?

የሲቦሎች ስም፡ በጣም፡ ጥሩ፡ ከሚ

ብዙ፡ ገንዘብ፡ ሰጥቶ፡፡

ሠራተኛ ሰዎች፡ ምን፡ ሰጥቶ?

በቅርብ ጊዜ ውስጥ፡ ወይ፡ እኛ፡

የሌሎች ስም፡ ተማሪዎች፡ ናቸው፡፡

የሲቦሎች፡ የመጡ፡ እና ማን፡

ናቸው?

ጠላት፡ ተከታዮች፡ ሆኖ፡ መሄድ፡

ምናገኛለን፡ ወይ፡ ለሌሎች፡ ይሄድ፡

እንደሚገኙት ሁኔታዎች ሆኖ?

ይሆናል፡፡

በዚህ፡ እንዲገኙት፡ ለገሰገሱ፡

እኛ፡ እንዲገኙት፡ ለሌሎች፡ እሱ፡፡

እንዲገኙት ለሌሎች፡ እሱ?

እኛ፡ ከሚፈጸሙ ሁኔታዎች፡ ለጠላት

በሌሎች፡ እንዲገኙት፡፡

ማን፡ መከሰ?

እውነት፡ ጉዳይ፡ ማረጋገጥ፡ ግን፡

እኛ፡ በጣም፡ ብዙ፡ ዛሬን፡

ውስጥ፡ ብዙ፡ ከምስራቅ ሆኖ፡

እሱ፡፡

እሱ?

ንያቆ

መልስ

በብርድ፣ ከምን፣ መጣህ?

በጣም፣ የምፈራገው፣ ነገር።

ሰካሰኝ፣ ነው።

ከምን፣ ከርፍድህ፣ ትመጣክህ?

ከውቶቡስ፣ ስጠብቅ፣ ነው።

ድርሰት

ከቶ፣ ከላ፣ በኪቶሎጵያ፣ ልብጥ፣ የሚሰጠውን፣ ትምህርት፣ ነገረሰ፣
በኋላ፣ ከገፍቶኛ፣ ትምህርት፣ ወደ፣ ከሚሪን፣ ከመሄድ፣ ከሰብ።

ከንድ፣ ቀን፣ በጥዎት፣ ተነሰቶ፣ ስከ፣ ሺዛው፣ ከመነጋገር፣ ወደ፣
ከሚሪን፣ ከምገሰ፣ ሃደ። ከዚያም፣ የሺዛውን፣ ሹም፣ ከግኝት፣ ሰካምታ፣
ከሰጠው፣ በኋላ፣ ወደ፣ ከሚሪን፣ ከመሄድ፣ መፈራገ፣ ገራዳኮት። የሺዛ
ው፣ ሹም፣ የሚገገቡትን፣ የኒቫርሲቲና፣ ከንደዚሁም፣ ነቦኒቫርሲቲው፣
ገራዳገገኞች፣ ደብዳቤ፣ ማግኘቱን፣ ጠየቀው። ከቶ፣ ከላ፣ ነቦኒቫርሲቲው፣
ገራዳገገኞች፣ የደረሰውን፣ ደብዳቤ፣ ገብቶ፣ ገብቶ፣ ገብቶ፣ ሹም፣
ማናቸውም፣ ነገር፣ የቀጣይ፣ መሆኑን፣ ካረጋገጠ፣ በኋላ፣ ሺዛውን፣ ካቶ፣
ከላ፣ ከሰጠው፣ ፈሰገ።

ማናቸውም፣ ሰው፣ ከትምህርት፣ ወደ፣ ከሚሪን፣ ከመሄድ፣ ሲፈራገ፣
በመጀመሪያ፣ የሚገገውን፣ ደንብ፣ መፈጸም፣ ከሰብ። ይህ፣ ደንብ፣ በሚገገ፣
ካልተፈጸመ፣ ሺዛ፣ ማግኘት፣ ከሰቶጋሪ፣ መሆኑ፣ የቀደሙ ነው።

ጥያቄዎች

እቶ. ከጣ፡ ወደ፡ እሚሪግ፡ ከመሄድ፡ ከምን፡ ፈከገ?

መቼ፡ ወደ፡ እሚሪግን፡ ኔምገሲ፡ ሄደ?

ከምን፡ ወደ፡ እሚሪግን፡ ኔምገሲ፡ ከመሄድ፡ ፈከገ?

በእሚሪግን፡ ኔምገሲ፡ ሙሉን፡ ጣንን፡ ከገን?

ከሺዛው፡ ሹም፡ ምን፡ ገከደከት?

የሺዛው፡ ሹም፡ እቶ፡ ከጣን፡ ምን፡ ጠየቀው?

እቶ፡ ከጣ፡ ከሺዛው፡ ሹም፡ ምን፡ እሳየው?

የሺዛው፡ ሹም፡ ካቶ፡ ከጣ፡ ምን፡ ከሰጠው፡ ፈከገ?

እንድ፡ ተጣሪ፡ ከትምህርት፡ ወደ፡ እሚሪግ፡ ሲሄድ፡ ምን፡

ጣድረግ፡ ይገገዋል?

እንድ፡ ሰው፡ የሚገገውን፡ ደንብ፡ ክፈደመ፡ ሺዛ፡ ጣጥጥ?

እስቸጋሪ፡ ነው?

ሀያ፡ ሁለተኛ፡ ትምህርት

ጓግግር

የቪዛ፡ ሹም

አማ

ከሚሪን፡ ክገር፡ በሚማሩበት፡ ጊዜ፡

ከዎ፡ አለኝ።

ውስጥ፡ ገንዘብ፡ ማን፡ ይገኛል

የቪዛ፡ ሹም

ዎታል?

ክስቲ፡ ስለሆነ?

አማ

አማ

ክገታና፡ አካላት፡ ናቸው።

ክቪ፡ ይኼውና!

የቪዛ፡ ሹም

የቪዛ፡ ሹም

የኢትዮጵያ፡ መንግሥት፡ ወደ፡

አንገዲያሉ፡ ይህንን፡ የማመልከት፡

ከሚሪን፡ ሃደው፡ አንዲማሩ፡

ፎርም፡ ለራሱ፡ አዲህ፡ ገደፈ

ፈቅድልዎታል?

ሌሎች፡ የውስጥና፡ ም

አማ

ሌሎች፡ ይካገሩኛ።

ከዎ፡ ፈቅድልኛል።

አማ

የቪዛ፡ ሹም

ብዙ፡ ጊዜ፡ ሰላሳሳ፡ አዲሁ፡

ለሌሎችም፡ በወር፡ ስንት፡ የሚሪንን?

ብሔር፡ ፍቃድ፡ ነው።

ብር፡ ይገኛልዎታል?

የቪዛ፡ ሹም

አማ

ጥሩ። ማመልከቻው፡ ካይ፡ የሚ

ሦስት፡ መቶ፡ የሚሪንን፡ ብር፡

ያስቸግሩዎ፡ ጥያቄዎች፡ ለ

ይገኛሉኛል።

ኖሩ፡ አይን፡ ወይም፡ ያሳሳቱ

የቪዛ፡ ሹም

ን፡ ከጠይቁ፡ ይቸካሉ።

ሦስት፡ መቶ፡ ብር፡ አንዲሚጠፍልዎ፡

አማ

የሚያስፈልግ፡ ደብዳቤ፡ አለዎት?

ክቪ፡ ጌታዬ።

የጊዜ-ገደም

ጊዜው ሲዘጋጅ፣ እንጠራዎታለን።

ጥያቄና መልስ

ጥያቄ

መልስ

ሚኒስትሩ፣ ሲመጡ፣ ምን፣ ማድረግ።

ሚኒስትሩ፣ ሲመጡ፣ ሠካምታ።

ያስፈልጋል?

መስጠት፣ ያስፈልጋል።

በጠኩ ሺ፣ የሚቆጠሩ ሰዎች።

ከሚሰሩ ፈራሪ፣ ነገር፣ ግን፣ ከሚሰሩ።

እየህ?

እኮቻችንም።

እኮቻችሁ፣ በቅርብ ቀን፣ ወደ።

በሰከን፣ ጠረቶች፣ ነገረን።

እኔስ፣ እገባ፣ እንደሚመጣ።

ነገራችሁ?

ሰውዬው፣ እየሄደ፣ እንደያስተም

እነዚህ፣ ነገር፣ ነገር፣ ግን፣ ከመ

ር፣ ንዘዝገው?

ሄደ፣ እኮቻችንም።

የሚመከገገው፣ ፎርም፣ ሲመጣ

ምናሰራጭ፣ ሲመጣጠን፣ እሄድ።

ከህ፣ ወደ፣ ከሚገኙ፣ ከትምህርት

ይሆናሉ።

ርት፣ ትህዳካህ?

የጊዜው ገደም፣ ጥዎት፣ ልክ፣ በህ

እዎ፣ በህሰት፣ ሰዎች፣ ገብተው።

ሰት፣ ሰዎች፣ እገባላችሁ፣ ተገ

መሥራት፣ እኮቻችሁ።

ቻቸው፣ ሥራቸውን፣ መሥራት

እኮቻችሁ?

ጥያቄ

መልስ

ቤትህ፡ ሁከት፡ ክፍል፡ ስካላው፡

ክርሱ፡ ክፈከገ፡ ከመስጠት፡

ከንዲን፡ ክፍል፡ ከጊደኛህ፡

ከፈቅዳካሁ፡፡

ከመስጠት፡ ትፈቅዳካህ?

የገጠማው፡ ገዢ፡ ወይም ሌላው፡

ከዎ፡ ከመሌዎ፡ ይቻሉ፡ ይሆናል፡፡

ሰው፡ ከመሌኛ፡ ይቻላል?

ከቶ፡ ከማ፡ ወይ፡ ከሜሪን፡ ከንዲህሁ፡

ከዎ፡ ፈቅጅካካሁ፡፡

ፈቅድሁካሁ?

የተገኘው፡ ገንዘብ፡ በሠራተኞች፡ ፊት፡

ሹሙ፡ በካዘዘ፡ በሠራተኞች፡ ፊት፡

ት፡ ተቆጠረ?

ተቆጠረ፡፡

ከስተማሪው፡ ክፍሉ፡ ውስጥ፡

ከንዲንድ፡ ጊዜ፡ ይጀምራል፡፡ ከንዲን

ከንዲንገገ፡ ትምህርት፡ ይጀምራል?

ድ፡ ጊዜ፡ ይግባዎ፡ ከይጀምርህም፡፡

ጋዜጣውን፡ ከንዲንበብ፡ ያገቱን፡ መሆኑን፡

ከዎ፡ ከይጀምርህን፡ ቻሉ፡፡

ህይወት፡ ከረገገህ?

መንግሥት፡ ቢፈቅድህ፡ ገንዲ፡ ጠቅላይ፡

መንግሥት፡ ክፈቀድህ፡ መሥራት፡

ቅካይ፡ ግዛት፡ ውስጥ፡ መሥራት፡

ት፡ ትቻላለህ፡፡

ክቻላለህ?

ወንድ፡ ቢሞት፡ ወይ፡ ዋና፡ ትሄዳለህ?

ምናልባት፡ ክሄድ፡ ይሆናል፡፡

ህ?

ከቤተኛሁ፡ በሁከት፡ ሰዓት፡ መንግሥት፡

ጋዜጣውን፡ ክናገራለህ፡፡

ታችሁ፡ ምን፡ ትሠራክላለህ?

ወይ፡ ቤት፡ ከንዲትመጪ፡ ብጠይቅህ፡

ከዎ፡ በደስታ፡ ክመጣለሁ፡፡

ቅሽ፡ ትመጣለህ?

ጥያቄ

መልስ

ከመግባት፣ ሲያስተምሩት፣ በወር፣ ስንት፣

ሁከት፣ መቶ፣ ብር፣ እስከጠቅላላው።

ብር፣ ትኩረት ያደረግላችሁ?

በውጭ ጉዳይ፣ መረከቅ፣ ውስጥ፣

ከዎ፣ ከገንዘብ ወይስ?

ሥራ፣ ትኩረት ያደረግላችሁ?

ላይ፣ ከሰዓት፣ በጊዜ፣ ወይስ፣ ለውጥ

ከዎ፣ መረከቅ፣ ከሌሎች።

ድጋግ፣ ከሌሎች ጋር?

ወደገር፣ ስመጣ፣ እንደጠቅላላው፣

ከድህረ ገጽ፣ ትምህርት፣ መረከቅ፣

ከድህረ ገጽ፣ ለጊዜ፣ ነው?

ነው።

ስራ፣ ከገራ፣ ብንገራችሁ፣ እንደገና

ከገና፣ ስራ፣ ከገር፣ ከገርገር፣

ስራ፣ ከገራችሁ፣ ትንገራችሁ?

እንደገና፣ ስራ፣ ከገራችሁ፣ እንደገና

ላችሁ።

በዚህ፣ ወር፣ ውስጥ፣ ገደብ፣ ስራ

ሁከት፣ ገደብ፣ ከሌሎች፣ ይባላል።

ዘንድ፣ ብርድ፣ የመጣው፣ ይመ

ቆይታ።

ስራ?

ወደዚህ፣ ከሌሎች፣ የጠቀሱ ላይ፣

የመጣው፣ ነገር፣ የሌሎች፣ ከሌሎች

ነገራችሁ?

ና፣ ነገራችሁ።

ከመጣሁ፣ ስራችሁ፣ ትኩረት ያደረግላችሁ

ከዎ፣ እንደገና፣ ከመጣሁ፣ ስራችሁ

ይ?

መጣ፣ እንደገና ያደረግላችሁ።

ላይ፣ ይህን፣ ወይስ፣ ለውጥ፣

ሁከት፣ ስራ መጣሁ፣ ወይስ፣

ከመጣሁ ጋር?

ሁከት፣ ላይ፣ ነው።

ስራ፣ ወንጀል ላይ፣ ከመጣሁ፣ መጣ

ከዎ፣ ትንገራችሁ፣ እንደገና፣ ስራ፣

ጣችሁ ስራ?

ነገራችሁ።

ጥያቄ

መልስ

ወደ፡ ነገሩን፡ ነገሩን፡ ጋር፡ መሄድ፡
ትፈልጋለህ?

ነገሩን፡ ጋር፡ መሄድ፡
እንፈልጋለን።

ነገሩን፡ ጋር፡ ሆኖ፡ ሄድ፡ ነገር?
እርሱን፡ ነገሩን፡ ሆኖ፡ መጓጓ፡ ጠራህ?

ወደ፡ ነገሩን፡ ሆኖ፡ ሄድ፡ ነገር።
እርሱን፡ ነገሩን፡ ሆኖ፡ ጠራህ

ገንዘብን፡ ሲያገኝ፡ ሽርሽር፡ የሚሄድ፡
የመስራሪያ?

እርሱን፡ ምናልባት፡ ወደ፡ ነገር፡
አንድ፡ ሰዓት፡ ይሄድ፡ ይሆን

እንደ፡ ሰዓት፡ ወደ፡ ነገሩን
ሆኖ፡ ትሄድለህ?

እርሱን፡ ነገር፡ ወር፡ ገንዘብ፡ ወደ፡
ነገሩን፡ እንሄድለን።

ነገሩን፡ ሆኖ፡ ወደ፡ እርሱን፡ ጋር፡
ትመጣለህ?

ወደ፡ ነገሩን፡ ሆኖ፡ መጣ
ት፡ እርሱን፡ ጋር።

ወደ፡ ነገሩን፡ ሆኖ፡ ሆኖ፡ ጋር፡
የትፈልጋለህ?

ምናልባት፡ ነገሩን፡ ሆኖ፡ ጋር፡
የትፈልጋለህ።

ወደ፡ ነገሩን፡ ነገር፡ ሆኖ፡ ሆኖ፡
መጣለህ?

ምናልባት፡ ነገሩን፡ ጋር።

እንደ፡ ነገር፡ ወደ፡ ነገሩን፡ ሆኖ፡
ነገር፡ ሆኖ፡ ሆኖ፡ ትፈልጋለህ?

እርሱን፡ የምትፈልጉትን፡ ሆኖ፡
የትፈልጋለህ።

ነገሩን፡ ሆኖ፡ ሆኖ፡ እንደ፡ ሆኖ፡
የትፈልጋለህ?

ነገሩን፡ ሆኖ፡ ሆኖ፡ ሆኖ፡ ሆኖ፡
የትፈልጋለህ።

ጥያቄ

መልስ

ከመገናኛ፡ መደብተ፡ እንደመጠጥ፡ ወደ፡
ወንገ፡ ሄደን፡ እንድንዋጅ፡ ትፈ
ከጋከህ?

ከዎ፡ ቀኑ፡ ሲሞቅ፡ ሄደን፡ እንድን
ዋጅ፡ እፈከጋከሁ።

ወደ፡ ኢትዮጵያ፡ ሄድኛሁ፡ ክመገ
ገን፡ ኢምገሲ፡ እንድንሰራ፡
ትፈከጋከኛሁ?

ከዎ፡ እዚያ፡ ሄደን፡ እንድንሰራ፡
በጣም፡ እንፈከጋከን።

እመርሻ፡ ቋንቋ፡ እንድንማር፡ የነገ
ረህ፡ ሰው፡ ማን፡ ነው?

እመርሻ፡ ቋንቋ፡ እንድንማር፡ ወንድ
ሜ፡ ነገረኛ።

ድርሰት

ከቶ፡ ከመገናኛ፡ የመገኘው፡ ኢትዮጵያዊ፡ ተማሪ፡ ወደ፡ ክመገና፡ ከመሄ
ድና፡ ትምህርቱን፡ ከመቀጠሉ፡ ስከፈከገ፡ ወደ፡ ክመገናን፡ ኢምገሲ፡ መሄ
ድና፡ ሺዛ፡ መጠየቅ፡ ግዴታው፡ ሆነ። ከቶ፡ ከመገና፡ ወደ፡ ክመገናን፡ ኢምገሲ፡
ከሺዛ፡ ነመሄድ፡ በፊት፡ ነኢትዮጵያ፡ መንግሥት፡ መፈጸም፡ የመገኘው
ገውን፡ ነገር፡ ነገገረሰ፡ በኋላ፡ ወደ፡ ኢምገሲ፡ ሄደና፡ የሺዛውን፡ ሹም፡
ከቶ፡ ጁን፡ የመገኘትን፡ ክመገናዊ፡ ተገናኝ። ከቶ፡ ጁንም፡ ከቶ፡ ከመገና፡
ከምን፡ ወደመገና፡ መሄድ፡ እንደሚፈከግ፡ የት፡ ትምህርት፡ ለት፡ እንደሚገ
ገ፡ ስንት፡ ዓመት፡ እንደሚቆይ፡ ከትምህርቱ፡ ማን፡ እንደሚገፍከኩት፡
ነጠየቁት፡ በኋላ፡ እንድ፡ ፎርም፡ ሰጡትና፡ እንደምካ፡ ስዘዙት።
ከቶ፡ ከመገና፡ ፎርም፡ ሞከት፡ ሲገገረሰ፡ ካቶ፡ ጁን፡ ሰጣቸውና፡

ገጠኝ፡ ተቀብካ። ከቶ፡ ጀጋ፡ ሺዛውን፡ ካቶ፡ ከማ፡ ሲሰጡት፡ ስካስጠጠ
 ቅሁህ፡ ከዝናኮሁ፡ ከኩ። ከቶ፡ ከማም፡ ምጋም፡ ከይደኑ፡ ከግዚክሰቲ
 ር፡ ያስገኛኛ፡ ከከፍ፡ ወደ፡ ጌታ፡ ሄደ።

ጥያቄዎች

- ወደ፡ ከሜሪን፡ የሚሄድው፡ ተማሪ፡ ከም፡ ማጎ፡ ይገኛል?
- ከቶ፡ ከማ፡ ወደ፡ ከሜሪን፡ ከምጎ፡ ይሄዳል?
- በከሜሪን፡ ውስጥ፡ ከቶ፡ ከማ፡ ስንት፡ ልማት፡ ይቆያል?
- ከትምህርቱ፡ ማጎ፡ ይገኛል፡ ከከቶ?
- ያቶ፡ ጀጋ፡ ሥራ፡ ምንድን፡ ነው?
- ሺዛውን፡ ከማግኘት፡ ምን፡ ከደረገ?
- ከቶ፡ ከማ፡ ሺዛውን፡ ከማግኘት፡ ወደት፡ ሄደ?
- ሺዛውን፡ ተቀብሎ፡ ካቶ፡ ጀጋ፡ ምን፡ ከካቶ?
- ከጎድ፡ ከትያቶ፡ ወደ፡ ከሜሪን፡ ከመሄድ፡ ምን፡
 ማድረግ፡ ከከበት?

ሀያ፡ ሦስተኛ፡ ትምህርት

ንግግር

የሐንሰ

እግግዎ፡ እዚህ፡ ሰፊር፡ ገንብ፡ ስለ?

ገበዳ

ስሁን፡ ክፍት፡ እይደከም፡ እንጂ፡

መኖሩን፡ ስለ።

የሐንሰ

ምን፡ ጊዜ፡ ይገባታል?

ገበዳ

ይህ፡ እኛ፡ ሰፊር፡ ያለው፡ ገንብ፡

የሚገባታው፡ ጥዋት፡ ገብቶ፡ ነው።

ከሎች፡ ግን፡ ቀኝን፡ በሙሉ፡ ክ

ፍት፡ ናቸው።

የሐንሰ

ስሁን፡ ገንዘብ፡ እፈጠራዎቼ፡ ወደ፡

ከካ፡ ገንብ፡ ሂጅ፡ ግዴታ፡ ጭንጭን፡

መመንዘር፡ እኮላገኝ።

ገበዳ

እንግዲያስ፡ እቀዳሚዎ፡ ኃይሉ፡ ሥ

ካሌ፡ እድገግዎ፡ ያለው፡ ገንብ፡

የቀርብዎታልና፡ እዚያኛው፡

ቆሃዬ።

የሐንሰ

እዎ፡ እድገግዎን፡ ገውቀው፡

እዚያ፡ መሄድና፡ መመንዘር፡

ቆሻኮኛል።

ገበዳ

ገንቡን፡ ከሚገኙት፡ በጣም፡ እስ

ቸጋሪ፡ እይደከም። ከዚህ፡ በሬ

ት፡ እኃይሉ፡ ሥካሌ፡ እድገግዎ፡

ሂደው፡ የከም?

የሐንሰ

እዎ፡ መደሐፍ፡ ከመዋሰና፡ ከ

መመከስ፡ ወዳሚገኝን፡ ለቶ፡

መደሐፍት፡ ገዘ፡ ጊዜ፡ ሂጅ

ካሁ።

ገበዳ

የሚገኝንን፡ መደሐፍ፡ ለት፡ ገውቀት፡

ገንቡ፡ ገብቶ፡ ጎን፡ ነው።

የሐንሰ

እሱን፡ እካጣውም፤ ቶኤ፡ ደርቤ፡

እመጣካሁ።

ገበዳ

እሺ፡ ቆቅናዎ።

ጥያቄ፡ መልስ

ጥያቄ	መልስ
የት፡ ለፈር፡ ገንገ፡ ይገኛ፡ ቀመስ ከሃኑ?	እዲስ፡ ነገተማ፡ ውስጥ፡ ሁከት፡ ገንገኛ፡ እንዳሉ፡ እውቃክሁ።
የቱን፡ መገና፡ ተገፍቶ፡ እየሻው?	እኔ፡ ስመጣ፡ ቀድሞ፡ መገና፡ ገፍቶ ን፡ ሆኖ፡ እየሁት።
የትኛውን፡ ሴት፡ መገፈትና፡ መዝ ጋት፡ ጎችካህ?	ሁከቱን፡ ሴቶች፡ ገቢ፡ መገፈትና፡ መዝጋት፡ እችካህ።
የውጭ፡ ጉዳይ፡ ማደስተር፡ ሠራ ተኞች፡ በሙኩ፡ የት፡ እንዳህ ዱ፡ ተውቃካችሁ?	ዛሬ፡ ሥራ፡ ስለማቆሠህ፡ ወዱ፡ መሠሪያ፡ ሴቶችው፡ እኩሙ ጡም።
እዲስ፡ ነገተማ፡ ወዳከው፡ ሴቶ፡ መድሐፍት፡ የሚሄዱ፡ ማን፡ ነው?	እቶ፡ ነገበዱ፡ ነው።
እዚህ፡ ነገሱት፡ ሰዎች፡ ወንድምዎ፡ ማንኛው፡ ነው?	እሴቶች፡ መገንጠሉ፡ የተቀመጠው፡ ፊደሉ፡ ለው፡ ነው።
እዲስ፡ እገገ፡ ውስጥ፡ የትኛዎን፡ ሴ ቶ፡ እየተሃት፡ ነገር?	ቀይ፡ ልገሱ፡ የከገሱችዎን፡ ሴት፡ እየቻች፡ ነገር።
ስከ፡ ማንኛው፡ ነገር፡ ጎንግራኛክህ?	ስከ፡ ምንም፡ ነገር፡ እኩነግሮህም።
የሰጠክኛን፡ ገንዘብ፡ ከማን፡ እንደ ሰጠው፡ ትፈልጋለህ?	ከእናኛ፡ እንደትሰጥክኛ፡ ትፈልጋለህ ሁ።
እዚህ፡ ጠረጴዛ፡ ካይ፡ ነገሱት፡ መድሐ ጆች፡ የትኛውን፡ ማንበብ፡ ያፈክ ጋሉ?	ጊሜውንና፡ እረንጓዴውን፡ መድሐ ጆች፡ ማንበብ፡ እፈልጋለሁ።

ጥያቄ

መልስ

ስኩ፡ የትኛው፡ ንገር፡ መናገር፡ ትፈልግ
ጋክህ?

ስኩ፡ ንግግር፡ መናገር፡ ንፈልጋለሁ።

የትኛውን፡ መገናኛ፡ መዋሰን፡ ትፈልግ
ጋክህ?

ትንሽዋን፡ መገናኛ፡ መዋሰን፡ ንፈልግ
ጋክሁ።

የትኛውን፡ ክስተት፡ ለማሳደግ፡ ለሥራ
ት፡ ወይ፡ ንግግር፡ ይረዳኝ?

ሁሉም፡ ጠላት፡ ይረዳኝ።

ስንጠባ፡ ንግግር፡ ከገንዘብ፡ ትፈልግ
ጋክህ?

ገንዘብ፡ ገንዘብ፡ ማደግ፡ ለ

ሁሉም፡ ንገር፡ ወይም፡ ሁሉ

ት፡ ለገንዘብ፡ ከገንዘብ፡ ንፈልግ

ጋክሁ።

ስኩ፡ ከየትኛው፡ ገንዘብ፡ ገንዘብ፡
ነው?

ከገንዘብ፡ መንግሥት፡ ገንዘብ፡

ገንዘብ፡ ነው።

የትኛውን፡ ጠላት፡ ተዋሰን?

ከገንዘብ፡ ጠላት፡ ተዋሰን።

ምሳሌውን፡ ከምን፡ ንዚህ፡ መገናኛ
ካት፡ ንገር፡ ከገንዘብ?

ንዚህ፡ ምሳሌ፡ ከመገናኛ፡ ገንዘብ፡

ውይ፡ ነው።

የህን፡ ደብዳቤ፡ ከገንዘብ፡ ለ
ው፡ መገናኛ፡ ንገር?

ከገንዘብ፡ ለገንዘብ፡ ገንዘብ፡ መገናኛ

ት፡ ንገር።

ስትመጡ፡ ገንዘብ፡ ለው፡ ንገር
ሁሉም?

የህን፡ ገንዘብ፡ ለው፡ ንገር።

ገንዘብ፡ ለገንዘብ፡ ለው፡ ለው፡
ሁሉም፡ ንገር፡ ገንዘብ?

የህን፡ ንገር፡ ገንዘብ።

ጥያቄ

መልስ

እኮማዝ፡ ወደ፡ ዋና፡ ስጉህድ፡ የም

የከም፣ ምንም፡ ክፍለሰዶች።

ትባካጡ፡ ምንም፡ ክፍለሰዶች?

የከም፣ ክስግሁን፡ ምንም፡ ክፍለሰ

ባኩ፡ ቤተ፡ ሰባቸህ፡ ምንም፡ ክፍለ

ማሁም።

ሰማህ?

እገጠኛሁ፡ መቼ፡ ደርሳኛሁ፡ ቀ

ነገንድ፡ ወር፡ ባጠፋ፡ ደርሰን፡

መከሰኛሁ?

ቀመከሰን።

ማንኛውን፡ ሰው፡ መንግሥት፡ ፈጠ

ያቶ፡ የሐንገን፡ ክገት፡ መንግሥት፡

ጋኛሁ፡ ነገር?

ፈጠገን፡ ነገር።

የትኛዎቹን፡ ቤቶች፡ ከገዙ፡ ያፈጠ

ባስተቀኙ፡ ያኩትን፡ ሁከት፡ ቤቶች፡

ጋኩ?

መግዛት፡ ያፈጠጋኩ።

የትኛዎቹን፡ ጋዜጦች፡ ክንግባባህ፡

እጠጠጣሁ፡ ካቶ፡ ያኩትን፡ ክንግባባ፡

ጫጠሰህ?

ጫጠሰሁ።

ባኩ፡ ማንኛዎቹ፡ ክገጠኛ፡ ማስተ

ባኩ፡ ኪትዮጵያ፡ ክጫጠኑ፡ ማ

ማር፡ ትችካክህ?

ባተማር፡ እችካክሁ።

ወደ፡ ክገጠኛሁ፡ ክጫጠን፡ ጋር፡ መ

ነገ፡ ክፍለሰዶች፡ ጋር፡ መሄድ፡ እን

ሄድ፡ ትፈጠጋኛሁ?

ፈጠጋኛ።

ድርሰት

ከቶ፡ የሐንታ፡ ስደት፡ ስጠገ፡ ውስጥ፡ ኑሮ፡ ነገሮቻቸው፡ ቀን፡ ጀምሮ፡
 እስከ፡ ዛሬ፡ ድረስ፡ ካገሩ፡ እንግዳ፡ ከሰው፡ ገዳ፡ ነበር። በዚህ፡ ምክንያት፡
 የገንዘብ፡ መውጫና፡ መግቢያ፡ ከያወቀውም። እንዲያውም፡ ስንድ፡ ቀ
 ን፡ ወደ፡ ገንባ፡ ከመሄድና፡ ቼክ፡ ከመመዘዝ፡ ፈጠራ፡ መንገድ፡ ጠፋበት
 ና፡ ቆይታ፡ ሲያመነታ፡ ከቶ፡ ነጠዳን፡ አየው። ከቶ፡ ነጠዳም፡ ከቶ፡ የሐንታ፡
 መንገድ፡ የተሳሳተው፡ መሆኑን፡ ለካወቀ፡ ጠጋ፡ ብኩ፡ "ከረዳዎት፡ እ
 ቼክ ካላሁ?" ከሐና፡ የሐንታን፡ ጠየቀው። የሐንታም፡ ፈጠን፡ ብኩ፡
 "ገብረኝ፡ ያሰው፡ ገንባ፡ የት፡ ነው?" ከሐው። ነጠዳም፡ የኢትዮጵያ፡
 መንግሥትን፡ ገንባ፡ ከድሬ፡ ነገረውና፡ ጉዞውን፡ ቀጠከ። የሐንታም፡
 ቼኩን፡ ከመመዘዝ፡ ወደ፡ ገንባ፡ ሄደ።

ጥያቄዎች

- ከቶ፡ የሐንታን፡ ካገሩ፡ እንግዳ፡ ከሰው፡ ገዳ፡ ያደረገቸው፡ ምንድን ነው?
- ከቶ፡ ወደ፡ ስንድ፡ ስደት፡ ስጠገ፡ ስንሄድ፡ እንደዚህ፡ ያህ፡ ነገር፡
 ያሳያል?
- የሐንታ፡ ቼክ፡ ከመመዘዝ፡ የፈጠራ፡ ከምንድን ነው?
- መንገድ፡ በጠፋበት፡ ጊዜ፡ ምን፡ ክድረገ?
- የሐንታ፡ ስመንገድ፡ ካቆ፡ ቆይታ፡ ከምን፡ ከመነታ?
- ከቶ፡ ነጠዳ፡ ካቶ፡ የሐንታ፡ የየትኛውን፡ ገንባ፡ ከድሬ፡ ለጠው?
- ነጠዳ፡ ነዚያ፡ ለኋላ፡ ምን፡ ክድረገ?
- የሐንታን፡ ምን፡ ሠራ?
- ከቶ፡ ከላገሩ፡ እንግዳ፡ የሆኑበት፡ ጊዜ፡ ከሐ?

ሀያ፡ ስጌተኛ፡ ትምህርት

ገገግር

የሐንሰ

ስገንዘዎ፡ ይህን፡ ጽን፡ እንደመነገሩ ገኝ፡
እጌ ገንዘብ?

የገንዘብ ሠጪ

እሼ፡ እመነገር ገደብ ገደብ ። ሐመሆ
ኑ፡ የመታወቂያ፡ ወረቀት፡ ያዘዋሉ?

የሐንሰ

ከዎ፡ እመሪገ፡ እመገረ፡ የምሠ
ጌ፡ እመሪገዎ፡ መሆኔን፡ የመገ
ገደብ፡ ወረቀት፡ አሉኝ።

የገንዘብ ሠጪ

እሱ፡ በቂ፡ ነው። ግን፡ ማየት፡ እጌ ገን
ዘብ።

የሐንሰ

የኛው፡ ገደብ።

የገንዘብ ሠጪ

እሼ፡ እገዛኝ ለሐረር፡ ይሰጥኛል። በ
ጽን፡ ገረገ፡ ካላ፡ ለምዎን፡ ያዳ
ኑ።

የሐንሰ

የኛው፡ ዳኛ ገንዘብ።

የገንዘብ ሠጪ

ታዲያ፡ እንዴት፡ እንደመነገር ገደብ፡
ያጌ ገንዘብ?

የሐንሰ

ገሐ፡ እመሰገን፡ ገሐ፡ እሠር፡ ያደርገ
ኑ።

የገንዘብ ሠጪ

የኛው፡ ገደብ። ሐመሆኑ፡ ገንዘብ፡
ገንዘብ፡ መሰጠት፡ ያጌ ገንዘብ?

የሐንሰ

አገረው፡ ገደብ፡ እያሰጠ ገንዘብ።

ገንዘብ፡ ወረቀት፡ በጊዜ፡ ግን፡ ሐመ

ገደብ፡ እመገንዘብ።

የገንዘብ ሠጪ

መሰጠት፡ እንደጌ ገንዘብ።

የሐንሰ

በገንዘብ፡ እመሰገን ገንዘብ።

የገንዘብ ሠጪ

ምንም፡ ካላ ገንዘብ።

ጥያቄና፡ መልስ

ጥያቄ

መልስ

እገንገሉ ውስጥ፡ ገንዘብ፡ ከማስቀመጥ፡

የከፈሉ፡ እያስፈልገዎት።

መታወቂያ፡ ማረፊያ፡ ያስፈልጋል?

ገንገሉ፡ ቦታ፡ ገንዘብ፡ እውጣህ?

አንድ፡ አሥራ፡ አምስት፡ ብር፡ እው

ጥቆሞህ።

ገንገሉ፡ ጄርግ፡ ያክራ፡ ሱቅ፡ መግ

ባህሪ፡ ሺ፡ ብር፡ ቢሸጠው፡ እገዛ

ዛት፡ ትችላህ?

ዋህ።

ቸኑ፡ ከመመዘኛው፡ ስምዕን፡ መሬ

ኑዎ፡ ከሱም፡ በካቶሊክ፡ ያስፈልግ

ም፡ ያስፈልጋል?

ጋህ።

ገንገሉ፡ ማውጣት፡ የፈሰሰው፡ ገ

ኑዎ፡ ገሱ፡ አሥር፡ ገሱ፡ አምስት፡

ኩ፡ አምስት፡ ገሱ፡ አሥር፡ ብር፡

ብር፡ ነው።

ነው?

ገንገሉ፡ ከተበደርገው፡ ገንዘብ፡ ስ

ሁከት፡ ገሱ፡ አሥር፡ ብር፡ እስከገዛ

ንት፡ ትሰጡኛህ?

ሁ።

የገንዘብ፡ ብድር፡ ስፈልግ፡ ገንገሉ፡ ስ

የምትፈልገውን፡ ያህሉ፡ ይሰጡኛሉ።

ንት፡ ይሰጡኛሉ፡ ይመስሉኛሉ?

ገንገሉ፡ እኩባት፡ ስፈረ፡ የገንዘብ፡ ቤት፡

ኑዎ፡ ሁከት፡ የሚገለጹ፡ ቤቶች፡

ማግኘት፡ ይቻላል?

ማግኘት፡ ይቻላል።

ገንገሉ፡ ሠራተኞች፡ ቤት፡ ከመገራ

ኑዎ፡ አውቃለሁ።

የት፡ የሚፈልጉትን፡ ሰዎች፡ ታው

ቃላት?

ጥያቄ

መልስ

ገንጠቶች፡ ጥዎች፡ ጥዎች፡ የሚገቡላቸው
በጎች፡ ሰዓት፡ ማወቅ፡ ትፈልገህ
ይ?

አዎ። ማወቅ፡ ትፈልገህ።

የገንጠታው ሠራተኞች፡ ቀኑን፡ በመሆኑ
ኩ፡ ይሠራሉ?

የአዎ። ቀኑን፡ በመሆኑ፡ አይሠሩም።

ገንዘብን፡ ሕይወትን፡ ክፍት፡ ስላለው፡
ገንዘብ፡ ውስጥ፡ ማስቀመጥ፡
ይፈልገህ?

አዎ። ለገንዘብ፡ ስህተት፡ ማስቀመጥ፡
ይፈልገህ።

ከገንዘብ፡ ስህተት፡ ይከፈላል
ውጭ፡ ገንዘብ፡ ማውጣትና፡ ከገንዘብ
ኑህ፡ ማጠቃለያ፡ ይፈልገህ?

ግንዛቤን፡ ስህተት፡ ማጠቃለያ፡ ይፈልገህ።

ከገንዘብ፡ ውስጥ፡ መገንጠል፡ ገንዘብ፡
የተጠቃለሉትን፡ ገንዘብ፡ መሰረት?

ገንጠታው፡ ስህተት፡ ማጠቃለያ።

ከገንዘብ፡ ገንዘብ፡ ከሆነ፡ ገንዘብ፡ ገንዘብ፡
ስንደቱን፡ ስንጠቃለሉ?

በስህተት፡ ስንደቱን፡ ስንደሆነ፡ ስንደሆነ፡ ስንደሆነ፡
ቅጥር።

ገንዘብን፡ ስንደቱን፡ መገንጠል፡
ገንዘብ፡ ውስጥ፡ ከማስቀመጥ፡
ስመንጥ፡ ነገር?

አዎ። በገንዘብ፡ ስመንጥ፡ ነገር።

ወይ፡ ስንጠቃለሉ፡ ከመሆኑ፡ ከምን፡
ታመነሁክቸው?

ምንጭን፡ ስንጠቃለሉ፡ ስንጠቃለሉ።

ስንጠቃለሉ፡ ውስጥ፡ ከሆነ፡ ገንዘብ፡
ወይ፡ ስንጠቃለሉ፡ ታገኛህ?

ገንዘብ፡ ሆኖ፡ መቶ፡ ነገር፡ ስንጠቃለሉ፡
ከሆነ።

ጥያቄ

መልስ

እገንገኑ ውስጥ ያስቀመጥኻቸውን

እዎ፣ ስፊት ስወግከሁ።

ገንዘብ ማውጣት ትችሉክህ?

ሁኑም እካቸው።

ነጋዴዎች ሁኑ እገንገኑ ውስጥ

ገንዘብ እካቸው?

በስውነት እካውቆም።

ገንጠብ በወር ውስጥ ሰንቶ ትርፍ

ያገኛል?

ገንዘብ ስኬቱን መነፋት እካቸዎትም።

እንተ ገንጠብ መነፋት ትፈልጋለህ?

የሐንብ ይገኛል።

የገንጠብ ገንዘብ የሚያበድረው

ሰው ስም ማን ነው?

ካልፈለግህ ሲረዳ መሆኑ ግዴታ

ወደ ሲረዳ መሆኑ ግዴታ እክ

ብን?

የከብላም።

ይህን ስም ካገኙ ግዴታ መግዛት

እዎ፣ ይህን ስም ገዛት ካገኙ መስክ

እክብን?

ጠን ግዴታው ነው።

ያንድ ስም ስም ስም ስም ስም

የከም ስም ስም ስም ስም ስም

ገባህ?

በግዴታ ምንም መሆኑን እካቸ

በግዴታ ምንም ስም መሆኑን

ስም ትችሉክህ?

ስም።

እንደ የሐንብ ገንዘብ በግዴታ

የከም ስም በግዴታ እንደ መሆኑ

ይመጡ ስህተት?

እስፊት ግም።

ከምን ገንዘብን በግዴታ መውሰድ

ገንዘብን በግዴታ ከመውሰድ እስ

ትፈልጋለህ?

ፈለግሁም።

ወደ እንደ የሐንብ መሆኑን እንገንጠ

እዎ፣ መሆኑን እንገንጠ ማየት

ማየት ግዴታ እክብን?

ግዴታ እክብን።

ጥያቄ

መልስ

ወደ፡ኢትዮጵያ፡ ከመሄድ፡ ገቢት፡ ገግ
ዲታ፡ ከመገናኛ፡ ማወቅ፡ አካባቢ?

አዎ፡ ከመገናኛ፡ መመገር፡ አካባቢ።

ወይዘሮ፡ ጥሩነሽ፡ በግዲታ፡ ወደ፡ ሐ
ኒገም፡ መሄድ፡ አካባቢ?

አዎ፡ በግዲታ፡ መሄድ፡ አካባቢ።

ወደ፡ ጉምህርት፡ ቤት፡ መሄድ፡ ሳሌ
ሐግ፡ ግዲታ፡ መሄድ፡ አካባቢ?

አዎ፡ ገንዘብ፡ ገምገማ፡ ወደ፡ ጉምህርት፡
ግዲታ፡ መሄድ፡ አካባቢ።

ከበዳ፡ ግዲታ፡ መሄድ፡ አካባቢ?

ካህን፡ ግዲታ፡ መሄድ፡ የሐብት።

ወደ፡ ጉምህርት፡ ቤት፡ መሄድ፡ ነገ
ረበት?

በተለይ፡ ሃገ፡ ግዲታ፡ መሄድ፡ ነገ
በት።

ሐብት፡ አዲህ፡ ማስቀመጥ፡ ግዲ
ታ፡ ነገረበት?

አዎ፡ ሐብት፡ ግዲታ፡ ማስቀመጥ፡
ነገረበት።

ሐገ፡ ግዲታ፡ ከጉምህርት፡ ቤት፡
ማውጣት፡ ነገረበት?

አዎ፡ ማውጣት፡ ነገረበት።

ይህ፡ ክርሳስ፡ ከዚያኛው፡ መብሐ
ጥ፡ ነገረበት?

አዎ፡ መብሐጥ፡ ነገረበት።

አቶ፡ የሐንሰ፡ ዋሰ፡ ማግኘት፡ ግዲ
ታ፡ ሆነበት?

አዎ፡ ሆነት፡ ዋሰን፡ ማግኘት፡
ግዲታ፡ ሆነበት።

መኪና፡ መክፈት፡ ግዲታ፡ ነገረ
በት?

የሐም፡ ግዲታ፡ መክፈት፡ አካባቢ
ረገገ።

መኪና፡ መክፈት፡ ወደ፡ አገሩ፡
መሄድ፡ ነገረበት?

አዎ፡ መኪና፡ ተክሎቶ፡ ወደ፡
አገሩ፡ መሄድ፡ ነገረበት።

ከመሆኑ፡ ከመገናኛ፡ መመገር፡ ግዲታ፡
ነገረበት?

አዎ፡ ግዲታ፡ ከመገናኛ፡ መመገር፡
ነገረበት።

ጥያቄ

መልስ

ከመሆኑ፡ መታወቂያ፡ ወረቀት፡ ግዴታ፡

ከዎ፡ ማውጣት፡ አካባቢ፡።

ማውጣት፡ አካባቢ?

ወደ፡ አሜሪካ፡ ከመሄድ፡ በቂ፡ ገንዘብ

ከዎ፡ በቂ፡ ገንዘብ፡ ማግኘት፡ ግዴታ፡

ብ፡ ማግኘት፡ ግዴታ፡ ሆኖታ?

ሆኖታ፡።

ከቶ፡ ከማ፡ ጂርገሙን፡ ስኬታዎቻቸው፡

ከዎ፡ ግዴታ፡ ሆኖታ፡።

መድኃኒት፡ መፈከግ፡ ግዴታ፡ ሆኖ

ነበት?

ቼጥን፡ ገመገሙላቸው፡ በፊት፡ መፈ

ከዎ፡ ግዴታ፡ ሆኖታ፡።

ረገጥ፡ ግዴታ፡ ሆኖታ?

ወደ፡ አገርህ፡ ስትሄድ፡ ገንዘብ፡ ግዴታ፡

ከዎ፡ ደግሞ፡ ስኬታዎቻቸው፡ መጠይ

መጠይቅ፡ አካባቢ?

ር፡ አካባቢ፡።

ጠይቅ፡ ነገራት፡ መጠይቅ፡ አካባቢ?

ከዎ፡ መጠይቅ፡ አካባቢ፡።

ገንዘብ፡ መጠይቅ፡ ከገንዘብ፡ መካከል፡

ከዎ፡ ደግሞ፡ አሰጣጥ፡ ደረሰ፡

ግዴታ፡ ሆኖታ?

መጠይቅ፡ ግዴታ፡ ሆኖታ፡።

ግጭት፡ ደግሞ፡ ከገንዘብ፡ ክፍያ፡

ደግሞ፡ ግጭት፡ ከገንዘብ፡ መጠይቅ፡

መጠይቅ፡ ግዴታ፡ ሆኖታ?

ፊል፡ ግዴታ፡ ሆኖታ፡።

ከዲስ፡ አጠገን፡ ክፍያ፡ በፊት፡ ታወቀ

ከዎ፡ አውቀው፡ ነበር፡። አሁን፡ ግን፡

ቀዳሚያ?

ግደታ፡ ግዴታ፡ ሆኖታ፡።

ታ፡ መሄድ፡ አገር፡ ማግኘት፡ አካባቢ፡።

ፊል፡ ግዴታ፡ ክፍያ፡ መውጣት፡ ነበረ

ከዎ፡ ፊል፡ ግዴታ፡ መውጣት፡ ነበረ

ታ?

ፊል፡።

ጥያቄ

መልስ

ገንጠ፡ ዋህን፡ ሰፊ፡ መግዛት፡ ነገረበ
ት?

አዎ፡ መግዛት፡ ነገረበት።

እዚህ፡ ሥራ፡ ከመግጥት፡ ግዴታ፡ እን
ግዲዝኛ፡ መቻሉ፡ ነገረበት?

አዎ፡ እንግዲዝኛ፡ መቻሉ፡ ነገረበ
ት።

ወደ፡ ቀዳማዊ፡ ኃይሉ፡ ሥነሰ፡ እደገ
ገዩ፡ መሄድ፡ ግዴታ፡ ሆነብህ?

ገዥ፡ ከመ፡ ጋር፡ ቀጠሮ፡ ስካከኝ፡ መ
ሄድ፡ ግዴታ፡ ሆነብኝ።

ድርሰት

እኔትሶድያ፡ ውስጥ፡ ገጠጣቸው፡ ገንጠ፡ ሁሉ፡ የእኔትሶድያ፡ ንጉሠ፡ ንጉሠ
ት፡ መንግሥት፡ ገንጠ፡ ከሁሉም፡ ከፍ፡ ያህ፡ ነው። የጠጣጥውም፡ እዲህ፡ እንገጥ፡
ከተማ፡ ውስጥ፡ ነው። በዚህ፡ ገንጠ፡ ውስጥ፡ ብዙ፡ ሠራተኞች፡ ይገኛሉ። በት
ሪትት፡ ከተማዎች፡ ሁሉ፡ ቅርንጫፍ፡ እኩት። ከእኔትሶድያ፡ ውጭም፡
በአንዳንድ፡ አገሮች፡ ውስጥ፡ ቅርንጫፍ፡ በቅርብ፡ ጊዜ፡ ከፍቶ እሳ። ከምሳ
ኤ፡ ገሪቶች፡ ሦስት፡ ዓመታት፡ ውስጥ፡ እንደ፡ ትላቅ፡ ቅርንጫፍ፡ በሱዳን፡ ውስ
ጥ፡ ከፍቶ እሳ።

የእኔትሶድያ፡ ንጉሠ፡ ንጉሠት፡ መንግሥት፡ ገንጠ፡ ብድር፡ ከእኔትሶድያዊ
ያን፡ ያበደራሉ። ነጋዴዎችና፡ የመንግሥት፡ ሠራተኞች፡ እንደዚህም፡ የገንታ
ማ፡ ነዋሪዎች፡ ሁሉ፡ ኑሮ እቸውን፡ ከመገኘትና፡ ንግዳቸውን፡ ከመሰፋፋት፡
ገንዘብ፡ ያበደራሉ። ነጋዴዎችም፡ ከገንጠ፡ በጣይገጥ፡ ገንዘብ፡ ወከድ፡
ይገኛሉ። ከዚህም፡ በካቶ፡ ገንጠ፡ ያገገን፡ ኪነጥጥ፡ ከመጠጠርና፡ የሕገ
ቡን፡ የኑሮ፡ ደረጃ፡ ከመገንጠት፡ ብዙ፡ ጥረት፡ ያደርጋል።

ባከፊት፡ ዓመታት፡ ውስጥ፡ ይህ፡ ባንክ፡ ነገሳናቸውም፡ የመንግሥት፡
መሥሪያ፡ ቤቶች፡ ገዛ፡ መሻሻሉ፡ ከድርጅቱ፡

ንደቀዎች

በኢትዮጵያ፡ ውስጥ፡ ነሁኑ፡ ባንኮች፡ የሚጠሩት፡ የትኛው፡ ነው?

የዚህ፡ ባንክ፡ ቅርንጫፎች፡ የሚገኙት፡ የትኛው፡ ነው?

በዚህ፡ ባንክ፡ ውስጥ፡ ሰንት፡ ሠራተኞች፡ ይገኛሉ?

በኢትዮጵያ፡ ውስጥ፡ ቅርንጫፎች፡ ስሉት?

ይህ፡ ባንክ፡ ለድር፡ ለማን፡ ይሰጣል?

አምን፡ ዓይነት፡ ጉዳይ፡ ያጠይቃቸዋል?

ገንዘቡን፡ የተጠይቀው፡ ሰዎች፡ ሰንት፡ ወከድ፡ ይጠፋሉ?

ባንኩ፡ በተከታይ፡ የሚያደርገው፡ ጥረት፡ አምን፡ ዓይነት፡ ነው?

ገንዘብ፡ አማካኝነት፡ ለወር፡ ሰንት፡ ጊዜ፡ ወደ፡ ባንኩ፡ ትሄዳለህ?

ከባንኩ፡ ውስጥ፡ አስቀመጥኻል፡ ገንዘብ፡ ገመት፡ ሰንት፡ ገንዘብ፡ ትገኛለህ?

ገንዘብ፡ በባንኩ፡ ውስጥ፡ ማስቀመጥ፡ አምን፡ ይጠቅማል?

በሱዳን፡ ውስጥ፡ ሰንት፡ ቅርንጫፎች፡ ስሉት?

ሆኖ ስምስተኛ፣ ትምህርት

ንግግር

ክብደ

ጤና፣ ይስጥህኝ፣ ስቶ፣ ጅን።

የሐንሰ

ጤና፣ ይስጥህኝ፣ ስቶ፣ ክብደ።

ክብደ

ስገክዎ፣ ይገቡ።

የሐንሰ

ስሺ፣ ስግዘር፣ ይስጥህኝ።

ክብደ

ብዙ፣ ጊዜ፣ በመዘግየትዎ፣ ስይመጡም።

በማህት፣ ስደና፣ ወይዘሮ፣ ጥሩነሽ።

ስዝነን፣ ነገር።

ስሁን፣ ግን፣ ስሐመጡ፣ በጣም፣ ደስ

ታ፣ ይሰማናል።

የሐንሰ

በውነቱ፣ ስዝናህሁ። ቀደም፣ ብዬ።

ስደርሳህሁ፣ በማህት፣ ክብደ፣ ል

ክ፣ በሁሉት፣ ሰዓት፣ ተነስቼ፣ ነገር።

የሆነው፣ ሆኖ፣ ራስ፣ ገጭቻ፣ ሆስፒታ

ል፣ ስጠገብ፣ ስደርስ፣ የመነረናዬ።

ጎማ፣ ስሐፊነዳ፣ ስስክሐውጠው።

(ስስክቀይረው)፣ ድረስ፣ መቆ

የት፣ ግዴታ፣ ሆኖብኝ፣ ነው።

ንግግር፣ መልስ

ንግግር

ቅዳሜ፣ ቅዳሜና፣ ስሁድ፣ ስሁድ፣ የት።

ትሄዳሳቸሁ?

መልስ

ቀን፣ ቀን፣ ሁሉጊዜ፣ ወደ፣ መድሐፍ።

ቤት፣ ስንሄዳለን፤ ማታ፣ ማታ፣ ግን።

ወደ፣ ሲደማ፣ ቤት፣ ስንሄዳለን።

ጥያቄ

መልስ

ትላልቅ፡ ቤቶች፡ ሠርቶ፡ መሸጥ፡ ይፈ
ሪጋል?

አዎ፣ መሸጥ፡ ይፈሪጋል።

እንደንድ፡ ነጋዴዎች፡ ገመት፡ ውስጥ፡
ስንት፡ ትርፍ፡ ማግኘት፡ ይቻላል?

እንድ፡ ሺ፡ ለር፡ ትርፍ፡ ማግኘት፡ ይቻላል
ኩ።

ሰኞ፡ ሰኞ፡ የት፡ ትሄዳለህ?

ወደ፡ ዋና፡ እንሄዳለን።

ቀን፡ ቀን፡ ትተኛህ?

የከም፣ እንተኛም።

የሆነው፡ ሆኖ፡ ወንድምህን፡ ማታ፡
ማታ፡ ታያለህ?

አዎ፣ ማታ፡ ማታ፡ አያለሁ።

እሁድ፡ እሁድ፡ ወደ፡ መሥሪያ፡ ቤት፡
ትሄዳህ?

የከም፣ እሁድ፡ የረፍት፡ ቀን፡ ስለሆነ፣
ወደ፡ መሥሪያ፡ ቤት፡ እንሄድም።

እት፡ የሐንገል፡ ነፍ፡ ነፍ፡ እያሉ፡ ሄዱ?

አዎ፣ በጣም፡ ነፍ፡ ነፍ፡ ስሏል።

ሰፋፊ፡ ቤቶች፡ አገኛህ?

አዎ፣ አገኛን።

እንደንድ፡ ነጋዴዎች፡ ላለ፡ ትርፍ፡
ያገኛሉ?

አዎ፣ ያገኛሉ።

ነጭጭ፡ ድመቶች፡ አሉኝ?

አዎ፣ ሁከት፡ ነጭጭ፡ ድመቶች፡
አሉኝ።

ፈጣሪ፡ እርሳሽ፡ አሉህ?

አዎ፣ አሉኝ።

ሌሎች፡ ለምን፡ ቀጭን፡ ሰጥተዋል?

እኔም፡ ቀጭን፡ ሰጥተዋል።

ጥቂቅ፡ በቅኤዎች፡ አይተዋል?

አዎ፣ አይተዋል።

ቀያሪ፡ ሰዎች፡ መጥተው፡ ነበር?

አዎ፣ ሁከት፡ ሰዎች፡ መጥተው፡ ነበር።

ማታ፡ ማታ፡ መሥሪያን፡ ቀን፡ ቀን፡

ምናሰጥት፡ ይቻላል፡ ይሆናል።

ቀን፡ መማር፡ ይቻላል?

ጥያቄ

መልስ

ጥቋቋሮቹን፣ ውሾችን፣ ኮማን፣ ሰጠ
ሃቸው?

ከሐጅቶች፣ ሰጠሁዎቻቸው።

በጣም፣ ደጋግ፣ ሰዎች፣ ተውቋቸዋል?
መኪና፣ ስለህ?

እዎ፣ ብዙ፣ ደጋግ፣ ሰዎች፣ ስውቋቸዋል።
እዎ፣ ሁከት፣ ቆይታ፣ መኪናዎች፣
ስለኩኝ።

እጫጭር፣ ሰዎች፣ ፓኪስ፣ መሆን፣
የችካካ?

የሰም፣ ስዊቶች፣ ሰም።

ሆተሉ፣ ሰፋሬ፣ ክፍሎች፣ ስለኩኝ?

እዎ፣ ስምጠን፣ ሰፋሬ፣ ክፍሎች፣
ስለኩኝ።

ቀይ፣ ስብሰባ፣ ገዛች?

እዎ፣ ሦስት፣ ቀይሎ፣ ስብሰባች፣ ገዛ
ች።

ቀይሎ፣ ገርፎጣዎች፣ ትገዛህህ?

እሁን፣ ገንዘብ፣ ስለኩኝ፣ መግዛት፣
ስለኩኝ፣ ሰም።

ደርሰን

እቶ፣ ነጠይና፣ ስቶ፣ የሐንብ፣ በወዳጅነት፣ ነጠዙ፣ ጊዜ፣ ጀምሮ፣ ስለሚ
ተዋወቁ፣ ስንድ፣ ቀን፣ ስቶ፣ ነጠይ፣ ስቶ፣ የሐንብን፣ ከሬት፣ ስለጌታ፣ ጋጠዛው።
እቶ፣ የሐንብም፣ ግብግብን፣ ስለክብር፣ በሦስት፣ ሰዓት፣ ገቶ፣ ነጠይ፣ ጌት፣
እንደገና፣ ቀሪን፣ ሰጠ።

ክፍለ-ሁከት፣ ሰዓት፣ ሲሆን፣ ስቶ፣ የሐንብ፣ መኪናውን፣ ስለክንብት፣ ስለገና፣
ገዛውን፣ ወደ፣ ስቶ፣ ነጠይ፣ ጌት፣ ቀጠሎ። ዳፋ፣ ግን፣ ግማሽ፣ መንገድ፣ ስንድ

ተጋዘ፡ የመኒየረ፡ ጎሙ፡ ስክራናይን፡ ጎሙ፡ ከመጠቀሪ፡ ሠኅሳ፡ ደቂቃ፡ ከጠፋ።

ጎሙ፡ ኅሳድሱ፡ ጠኒካ፡ መኒየረ፡ ከስነሱ፡ ከደገዱ፡ ሲሄድ፡ ገዳ
ንገት፡ ፓኪሱ፡ ከቁመት፡ የትሬሬክት፡ ሕግ፡ ለከጠሰ፡ ጠዋጥሆቻ፡ ወደ፡ ፓኪሱ፡
ጣቢያ፡ ከንደቀርብ፡ ወረቀቶ፡ ክፍት። ጠዋታ፡ ምክንያቶ፡ ብዙ፡ ጋዜ፡ ስክራናይን፡
ከቶ፡ ክጠይ፡ ለት፡ ጠላቅ፡ ከሳጭ፡ ይረስ።

የያይቆዎች

- ከቶ፡ ክጠይ፡ ከቶ፡ የሕንጻ፡ አምን፡ ጋጠዘ፡?
- ከቶ፡ ክጠይ፡ ግብዣውን፡ ከክብር፡ መጣ፡?
- ጠላት፡ ሰዓት፡ ከቶ፡ ክጠይ፡ ለት፡ ከንደገ፡ ቃሉን፡ ሰጠ፡?
- ገዛውን፡ ጠላት፡ ሰዓት፡ ጀመረ፡?
- መኒየረ፡ ከስነሱ፡ ወደት፡ ሄደ፡?
- ግማሽ፡ መንገድ፡ ከንደተጋዘ፡ የመኒየረ፡ ጎሙ፡ ምን፡ ሆነ፡?
- ጎሙ፡ ኅሳድሱ፡ ጠኒካ፡ ምን፡ ከደረገ፡?
- ከቶ፡ የሕንጻውን፡ ጠመንገድ፡ ካቶ፡ ማን፡ ከቆመው፡?
- ፓኪሱ፡ አምን፡ ከቆመው፡?
- ጠዋጥሆቻ፡ ወደት፡ መቅረብ፡ ነገረጠን፡?
- ወደ፡ ግብዣ፡ መሄድ፡ አምን፡ ቆጠቆማል፡?
- ጠዋታ፡ ስንት፡ ጋዜ፡ ወደ፡ ግብዣ፡ ትሄዳለህ፡?

ሆ: ሰድስተኛ: ትምህርት

ንግግር

ንፋነሽ

ክብደ

ጤና: ቀስንጥጥ፣ ከቶ: የሐንጎ፣ ክንዳ

ንፋ: ሃሳብ: ነው፣ ንፋ ነሽ። ቀምጡ:

ምን: ለነበቱ?

ከክንግድቶ: ጋር: ካስተዋውቅዎት፣

የሐንጎ

ከቶ: የሐንጎ።

ደህና: ክግዚክብሔር: ቀመስገን።

የሐንጎ

ክርስታስ?

ክሺ፣ ነገር: ግን: ከክንግድቶ: ጋር: ከ

ንፋነሽ

መተዋወቅ: በሬት: ክጅን: መተጠ

ከቶ: ክብደ፣ ከቶ: የሐንጎን: ከክንግ

ብ: ክፈጠራጠራ።

ደቶቶን: ጋር: ከስተዋውቅዎው።

ክብደ

ክንዲሁም: የመጠኑና: የመጠጣ:

ክንግዲያስ: መተጠጫ: ገጽ: ካሳ

ነገር: ወዳከቦት: ውሳኔቶው።

ቀዎ።

ሳሙናና: ፎጣ: በመተጠጫ: ገጽ:

ውስን: ቀገኛ።

የሐንጎ

ከመሰግናክሁ።

ንግግር: መሐሰ

ንግግር

መሐሰ

የሆነው: ሆኖ: ወንድምህን: ሃይህ: ክ

ከዎ፣ ገከፈው: ወር: ሃጅ: ክየሁት።

የኾው?

ቀዳም: መገኛና: መምጣት: ያስፈጠ

ከዎ፣ በሁከት: ሰዓት: ክዚህ: መገኛ

ገዋ።

ፊ: ክከቦት።

ጥያቄ

መልስ

እዚህ፡ ቆመህ፡ ምን፡ ንሠራከህ?

እውቶብኩ፡ ቆመጣኩ፡ በማከት፡ ክጠ
ብቆከሁ።

እሁድ፡ ወድ፡ መሥሪያ-ቤት፡ ንሄዳካኛ
ሁ?

ምናኮገት፡ እንሄድ፡ ቆሆናኩ።

ሥራ፡ ከማግኘት፡ ብዙ፡ ንረት፡ ክድርገህ፡
ነበር?

እዎ። በጣም፡ ብዙ፡ ንረት፡ ክድርገ፡ ነበ
ር።

ያቶ፡ ከማ፡ ደረጃ፡ ነፍ፡ ያኩ፡ ነው?

እዎ። የትምህርት-ቤት-ፕሮ-ግራም፡ ነው።

ከጅህ፡ የቤተ-ደረጃ፡ መውጣት፡
ትኝካካኛ?

የከም። ገና፡ ትንሹ፡ ናት።

ክስተማሪ፡ መሆን፡ ክያበከክደግም?

በጣም፡ ያበከክጋኩ።

ትምህርት፡ ቤት፡ ከማስፋፋት፡ ገንዘ
ብ-የት፡ ክገኛህ?

የትምህርት፡ መረከቀር፡ ሰጠኛ።

ንግድ፡ የሚያበከክደግ፡ ሥራ፡ ቆመኩ
ከሃኩ?

እዎ። የሚያበከክደግ፡ ቆመከከኛኩ።

እቶ፡ ነጠድ፡ ክደኩ፡ ክበገ-ውስጥ፡
ነዋሪ፡ ናቸው?

እዎ። እዚያ፡ ያስተምራኩ።

ገንጉ፡ ብዙ፡ ቅርንጫፎች፡ እኩት?

ሁከት፡ ቅርንጫፎች፡ ብቻ፡ እኩት።

ንጉሠ፡ ነገሥቱ፡ ወደዚህ፡ ክገር፡ መ
ቻ፡ ቆመጣኩ?

ካሌት፡ ወር፡ በኋላ፡ ቆመጣኩ።

ንጉሠ፡ ነገሥቱን፡ ነዚህ፡ በሬት፡ ክቆ
ተሃቸዋል?

የከም። ክካየሁዋቸውም።

እንድ፡ ሰው፡ በሥራ፡ ነፍ፡ ማከት፡ ቢፈክ
ግ፡ ምን፡ ማድረግ፡ ክከበት?

ትምህርቱን፡ ማሻሻል፡ ያበፈኩገዋኩ።

ጥያቄ

መልስ

የወር፡ ደምዝህ፡ ስንት፡ ነው?

ሶስት፡ መቶ፡ ገር፡ ነው።

ደምዝህ፡ ኪያበከድግህ፡ ቆችካል?

ገግዴን፡ ነካበፋፋሁ፡ ደምዘ፡ ኪያበ

ካድገኝ፡ ከቆኝልም።

የመኪናውን፡ መስኮች፡ የዘጋኸው፡ ከን

የከም፡ ከቶ፡ የሐንሰ፡ ነው።

ቶ፡ ነህ?

ቤትህ፡ ስንት፡ መስኮቶች፡ አሉት?

ስድስት፡ መስኮቶች፡ አሉት።

መዝጊያህን፡ በምን፡ ዘጋኸው?

በቁልፍ፡ ዘጋሁኝ።

የመኪናው፡ መዝጊያ፡ ሰፊ፡ ነው?

በጣም፡ ሰፊ፡ ከቆደከም።

የበፋን፡ መዝጊያ፡ የካፊተው፡ ማን፡

ያቶ፡ የሐንሰ፡ ሴት፡ ልጅ፡ ነበረች።

ነበር?

አንተ፡ የመኪናህን፡ ቦር፡ ዘግቶኸው።

አዎ፡ ዘግቼው፡ ነበር።

ነበር?

የአናንተ፡ ባንክ፡ በመቶ፡ ስንት፡ ወከድ፡

አድስት፡ ገር፡ ነገሃምሳ፡ ሣንቲም፡

ቆሰጣል?

ቆሰጣል።

ወደ፡ ውጭ፡ አገር፡ መሄድ፡ ፈረፍ፡

ቁህ፡ በጣም፡ አስቸጋሪ፡ ጥያቄ፡ ነው።

አከው?

አናንተ፡ ነገላማ፡ ውስጥ፡ ስንት፡ ነጋዴዎ

ሃምሳ፡ የሚሆኑ፡ ነጋዴዎች፡ አሉ።

ች፡ ይገኛሉ?

ሉቅ፡ መክሬዎች፡ የሚፈሉ፡ ነጋዴዎ

አዎ፡ አውቃኩሁ።

ች፡ ተውቃኩህ?

የዚህ፡ ሉቅ፡ ነጋፊ፡ ነገደኛው፡ ቁበ

አዎ፡ በአሥር፡ ገር፡ ቆሰጣል።

ልጣል?

ጥያቄ	መልስ
ሁከት፣ ውሾች፣ ጠላን ህይወት ሁከት፣ መቶ፣ ገር፣ ተጠይቆ ከህይወት?	ከዎ? ከጠይቆ ህይወት።
ዋስትና ስንት መቶ ገር፣ ኪነ ጥፋት፣ ኅይወት?	ከንድ? መቶ ገር፣ ኪነ ጥፋት ኅይወት።
መኪናው ስንት ክፍያ?	ሁከት ሹ፣ ከገጠኝ መቶ ገር፣ ክፍያ ጣ።
ከገንዘብ ስንት ገር፣ እንደገና ገንዘብ ለውጥ ፈጠራ ነው?	ሀይ ገር፣ ክፍያ ገንዘብ።
ተጠቃሚው ወደ ክፍሉ ለመሄድ፣ ገንዘብ ክፍያ ተጠይቆ?	ከገንዘብ ተጠይቆ።
ገንዘብ ስንት ገንዘብ ክፍያ ነው?	የገንዘብ ቅጽ፣ ጠቅላይ ክፍያ ቅጽ።
ገንዘብ ስንት ገንዘብ ክፍያ ነው?	ከዎ? ፈጠራ።
ከመሆኑ መቶ ወይንም ወረቀት ገንዘብ ገንዘብ፣ ስንት ገንዘብ መስጠት ተቻ ካል?	ከዎ? ተቻ ካል።
ገንዘብ ክፍያ ክፍያ ገንዘብ ስንት ገንዘብ ተቻ ካል?	ከንድ? ገንዘብ ተቻ ካል።
የክፍያ ገንዘብ ክፍያ ክፍያ ገንዘብ ገንዘብ?	የክፍያ ክፍያ ገንዘብ።
ከሆኑ ስንት ገንዘብ መቶ ወይንም ክፍያ ክፍያ?	ገንዘብ መቶ ወይንም ገንዘብ መቶ ወይንም ገንዘብ መቶ ወይንም።

ጥያቄ

መልስ

የነበረክን? ከንድ፣ ጎጥን፣ ብርጭቆ፣
ከመን፣ ሸጥክዉ?

ገና፣ ከከሸጥሁትም።

ከስተማራው፣ ጠመኔ፣ ቀፈከጋሪ?

ከዎ፣ ይፈከጋሪ።

ቀጭን፣ መሆን፣ ትፈከጋሪህ?

ከዎ፣ ቀጭን፣ መሆን፣ እፈከጋሪሁ።

ቤቱን፣ በቁራፍ፣ ነፍተህ፣ ጎጥኦንና፣
ብርጭቆውን፣ ከስገገክዉ?

የሐም፣ ከካስገገሁትም። ምክንያቱም፣
ቁራፍ፣ ከከነበረኝም።

ከብሰሸን፣ የምትሰፊቦት፣ መሪሬ፣ ከ
ከሽ?

ከሁን፣ የሐኝም፣ ወደሬት፣ ግን፣ ከገኝ፣
ቆሆናሁ።

ፎጣ፣ ከመግዛት፣ ወደ፣ ገበያ፣ ማን፣ ይ
ሂዳሁ?

ያቶ፣ ተሰማ፣ ገከቤት፣ ትሂዳሁ።

ሳሙና፣ ገዝተሽ፣ ፎጣውን፣ ማጠብ፣
ትፈከጋሪህ?

የሐም፣ ሃሬ፣ ወደ፣ ገበያ፣ መሂድ፣ ከከኝ
ሁም።

ከመታጠቢያ፣ ቤት፣ ውስጥ፣ ምን፣ ታደረ
ጋካኝሁ?

ቆሻሻውን፣ ፎጣ፣ ከናጥገሐን።

ወደ፣ ገበያ፣ ስትሂድ፣ ምክጭ፣ ከትገዛህ
ኝ፣ ትትካህህ?

ገንዘብ፣ የሐኝም፣ እንደ፣ ከገዛህህ፣ ነበር።

ወፍሬሙ፣ ቦሬ፣ የማሳው?

ያቶ፣ የሐንገ፣ ቆመሰከኛሁ።

ምንም፣ እንጋን፣ ደሀ፣ ቢሆን፣ ደግሰ
ው፣ ከቆመሰከህም?

ከዎ፣ በጣም፣ ደግሰው፣ ነው።

የጥፋነሽና፣ የሐማ፣ ወዳጅነት፣ ምሥጢ
ኑ፣ ይገገሃሁ?

ከዎ፣ ይገገኛሁ።

ከማ፣ ካገረ፣ ገዢው፣ ጋር፣ ከመተዋወ
ቅ፣ ይፈከጋሪ?

ከዎ፣ ከመተዋወቅ፣ በጣም፣ ይፈከ
ጋሪ።

ጥያቄ	መልስ
ከገራ፡ ገዢው፡ እንግዲቶች፡ መጋጠሁ፡ ቆይታ?	ከዎ፡ ቆይታ፡፡
ያገራ፡ ገዢው፡ ግብዣ፡ እንዴት፡ ነገር? ?	ገንዘብ፡ ጥሩ፡ ነገር፡፡
ሰው፡ ማክበር፡ ገንዘብ፡ ጥሩ፡ ነገር፡ እንዴት፡ ነገር?	ከዎ፡ ገንዘብ፡ ጥሩ፡ ነገር፡ ነው፡፡
ከዎ፡ ሰው፡ ገንዘብ፡ ጥሩ፡ ነገር፡ ከዎ፡ ነገር?	ገንዘብ፡ ጥሩ፡ ገንዘብ፡ እንዴት፡ ነገር፡፡
መገንዘብ፡ እንዴት፡ ገንዘብ፡ ከዎ፡ ነገር?	ወደደሰ፡ ከዎ፡ ገንዘብ፡ እንዴት፡ ነገር፡፡
የሰው፡ ገንዘብ፡ ጥሩ፡ ነገር፡ ከዎ፡ ነገር?	ገንዘብ፡ ጥሩ፡ ገንዘብ፡ ነገር፡፡
በደንበኞች፡ ገንዘብ፡ ጥሩ፡ ነገር፡ ከዎ፡ ነገር?	ከዎ፡ እንዴት፡ ገንዘብ፡ ነገር፡፡
እድህ፡ እንዴት፡ ገንዘብ፡ ጥሩ፡ ነገር፡ ከዎ፡ ነገር?	ከዎ፡ ገንዘብ፡ ጥሩ፡ ገንዘብ፡ ነገር፡፡
እድህ፡ ገንዘብ፡ ጥሩ፡ ነገር፡ ከዎ፡ ነገር?	ከዎ፡ ገንዘብ፡ ጥሩ፡ ገንዘብ፡ ነገር፡፡
ከዎ፡ ገንዘብ፡ ጥሩ፡ ነገር፡ ከዎ፡ ነገር?	ገንዘብ፡ ጥሩ፡ ገንዘብ፡ ነገር፡፡
የሰው፡ ገንዘብ፡ ጥሩ፡ ነገር፡ ከዎ፡ ነገር?	ከዎ፡ ገንዘብ፡ ጥሩ፡ ገንዘብ፡ ነገር፡፡
ወተታሪክ፡ ገንዘብ፡ ጥሩ፡ ነገር፡ ከዎ፡ ነገር?	ወተታሪክ፡ ገንዘብ፡ ጥሩ፡ ገንዘብ፡ ነገር፡፡

ጥያቄ

መልስ

ዛሬ ነገሩ ምን ዓይነት ነው? ስንት ጊዜ ይከሰታል?
ህይወት?

ምናልባት ገንዘብ ስህተት ሊሆን ይችላል።

ጠቅላይ ሰው ሆኖ ስህተት ሊሰላጠን ይችላል?
ታወቀክ?

አዎ፣ እውቀቱ ነው።

እነዚህ ስጦታ ለሌሎች ለማድረግ ስህተት ሊሰላጠን ይችላል?
አ?

አዎ፣ ሌሎች ለማድረግ ስህተት ሊሰላጠን ይችላል።

ገንዘብ ስህተት ለማድረግ ስህተት ሊሰላጠን ይችላል?
ገንዘብ ስህተት ለማድረግ ስህተት ሊሰላጠን ይችላል?
ገንዘብ ስህተት ለማድረግ ስህተት ሊሰላጠን ይችላል?

አዎ፣ ስህተት ሊሰላጠን ይችላል። ሌሎች ለማድረግ ስህተት ሊሰላጠን ይችላል።
እንዲሁም ሌሎች ለማድረግ ስህተት ሊሰላጠን ይችላል።

ገንዘብ ስህተት ለማድረግ ስህተት ሊሰላጠን ይችላል?
ገንዘብ ስህተት ለማድረግ ስህተት ሊሰላጠን ይችላል?

ይዩ፣ ገንዘብ ስህተት ሊሰላጠን ይችላል። ሌሎች ለማድረግ ስህተት ሊሰላጠን ይችላል።

ቆይታ ስህተት ለማድረግ ስህተት ሊሰላጠን ይችላል?

ወይንም ሌሎች ለማድረግ ስህተት ሊሰላጠን ይችላል።

ዛሬ ቆይታ ስህተት ለማድረግ ስህተት ሊሰላጠን ይችላል?

ምናልባት ገንዘብ ስህተት ሊሰላጠን ይችላል።

እንዲሁም ሌሎች ለማድረግ ስህተት ሊሰላጠን ይችላል።

ስህተት ለማድረግ ስህተት ሊሰላጠን ይችላል?

አዎ፣ ስህተት ሊሰላጠን ይችላል። ሌሎች ለማድረግ ስህተት ሊሰላጠን ይችላል።

ስህተት ለማድረግ ስህተት ሊሰላጠን ይችላል?
ስህተት ለማድረግ ስህተት ሊሰላጠን ይችላል?

ስህተት ለማድረግ ስህተት ሊሰላጠን ይችላል። ሌሎች ለማድረግ ስህተት ሊሰላጠን ይችላል።

ሌሎች ለማድረግ ስህተት ሊሰላጠን ይችላል?
ስህተት ለማድረግ ስህተት ሊሰላጠን ይችላል?

ሌሎች ለማድረግ ስህተት ሊሰላጠን ይችላል። ሌሎች ለማድረግ ስህተት ሊሰላጠን ይችላል።

ስህተት ለማድረግ ስህተት ሊሰላጠን ይችላል?
ስህተት ለማድረግ ስህተት ሊሰላጠን ይችላል?

ስህተት ለማድረግ ስህተት ሊሰላጠን ይችላል። ሌሎች ለማድረግ ስህተት ሊሰላጠን ይችላል።

ስህተት ለማድረግ ስህተት ሊሰላጠን ይችላል?
ስህተት ለማድረግ ስህተት ሊሰላጠን ይችላል?

አዎ፣ ስህተት ለማድረግ ስህተት ሊሰላጠን ይችላል። ሌሎች ለማድረግ ስህተት ሊሰላጠን ይችላል።

ጥያቄ

መልስ

ወደ፡ ቤትህ፡ ከምን፡ በጩከማው፡ ሄድህ?

መሄድ፡ ግዴታዬ፡ ነበር።

ከቤት፡ ውስጥ፡ በጣም፡ ጩከማ፡ ነው?

የከም፡ በጣም፡ ጩከማ፡ አይደለም።

ከቤት፡ በቂ፡ ላይህን፡ አካው?

አዎ፡ አካው።

የጩከማ፡ ተቃራኒ፡ ምንድን፡ ነው?

የጩከማ፡ ተቃራኒ፡ ላይህን፡ ነው።

የዋሽንግቶን፡ ገንጎች፡ በመቶ፡ ሰንገት፡

በመቶ፡ ሦስት፡ ወቅም፡ አሉት፡

ወከድ፡ ቀሰጣኑ?

ቀሰጣኑ።

በመቶ፡ ሰንገት፡ ወከድ፡ ትፈልጋለህ?

የከም፡ አልፎ ከግም።

አስተማሪያችሁ፡ ክፍሉ፡ ነው፡ ወይስ፡

በጣም፡ ደግ፡ ሰው፡ ነው።

ደግ?

ድርሰት

አቶ፡ ዮሐንስ፡ የመገናኛውን፡ ጉሙዳ፡ ካሰከወጡ፡ በኋላ፡ ትንሽ፡ ዘግቶታው፡ አ
ናቶ፡ ከበደ፡ ቤት፡ ደረሱ። አርሳቸው፡ አንደደረሱ፡ ክፍሉ፡ ያለ፡ ደስታ፡ ሆነ። ከዚያ፡
በኋላ፡ ወቅደሮ፡ ጥሩ ነሽ፡ አቶ፡ ከበደ፡ አቶ፡ ዮሐንስን፡ ክፍሎቹ፡ አንግደኛ፡ ጋር፡
አንደ ያስተዋወቃቸው፡ ነገራቸው። አቶ፡ ዮሐንስም፡ አጃቸው፡ በጣም፡ ቆሽሾ፡ ስከ
ነበር። ከመተዋወቃቸው፡ በፊት፡ መተጠብ፡ ፈከጉ። አቶ፡ ከበደም፡ ካቶ፡ ዮሐንስ፡
መተጠቢያ፡ ቤቱን፡ አሳቶቶ፡ ሳመናኛ፡ ደግ፡ አቀረብኩቸው።

አቶ፡ ዮሐንስ፡ አጃቸውን፡ ታጥቀው፡ በደግ፡ ንደረቁ፡ በኋላ፡ ወደ፡ አንግዳ፡ ቤት፡
ሄደው፡ ክፍሎቹ፡ አንግደኛ፡ ጋር፡ ተዋወቁ። ከዚያ፡ በኋላ፡ ምግብ፡ ቀረብኩቸው
ና፡ ተመገቡ። አንጋው፡ ቤት፡ ውስጥ፡ ደስ፡ የሚያሰኛ፡ ጊዜ፡ ነበራቸው።

ጥያቄዎች

ስቶ፡ ዮሐንስ፡ እናቶ፡ ነገደ፡ ቤት፡ ምን፡ ጊዜ፡ ደረሱ?

ከምን፡ ትንሽ፡ ዘግቆላው፡ ደረሱ?

እሳቸው፡ እንረው፡ ቦታ፡ እንደደረሱ፡ ምን፡ ሆነ?

ወዳዘሮ፡ ጥሩነሽ፡ ካቶ፡ ነገደ፡ ምን፡ ነገረቸው?

ስቶ፡ ዮሐንስ፡ እጁቸውን፡ ከምን፡ መታጠብ፡ ፈከ?

ስቶ፡ ነገደ፡ ካቶ፡ ዮሐንስ፡ ምን፡ አቀረባካቸው?

ስቶ፡ ዮሐንስ፡ እጁቸውን፡ ታገባው፡ ምን፡ አደረጉ?

እጁቸውን፡ በጦጣ፡ ነገደሉ፡ በኋላ፡ ምን፡ አደረጉ?

ገእንግደቹ፡ ነጥቀውቹ፡ በኋላ፡ ምን፡ ሠሩ?

እንረው፡ ቤት፡ ውስጥ፡ እንዴት፡ ያከ፡ ጊዜ፡ እሳካቷ?

ሀያ ሰባተኛ ትምህርት

የግግር

(የሐንገል ወደ እንግዳ ክፍል ይገባል)

ይገካሉ። እርሳቸው ደግሞ አቶ ተ

እንግዳኛ

ሰማ። ቀገካሉ።

ኖር (ይኒፋ)። አቶ የሐንገል

የሐንገል

የሐንገል

እንደምን ማቅረብ፤ እንደምን ደህና ገገ

በእግዚአብሔር። በእግዚአብሔር ቀ

ቻሁ።

ቀመጡ፤ ወይም ቀጠሉ።

ሰማና። ቀጠሉ

ክብር

እንደምን ደህና ቆይታ።

እዚህ ያሉትን ሰዎች ሁሉ ያውቁ

ክብር

ሉ። የሆነው ሆኖ አቶ ሰማና

አቶ የሐንገል ምን ዓይነት መጠጥ

አቶ። ቀጠሉ። ከግዳም አሁን ስ

ከሰዎች?

ከመጡ፤ ከእነሱ ጋር ካሳተዋ

የሐንገል

ውቅዎች።

ጠካ ቢሰጡኝ በጣም ፍቅር ነው።

የሐንገል

ክብር

እሺ።

በደስታ።

ክብር

አቶ የሐንገል። እርሳቸው አቶ ሰማ

ጥያቄ መልስ

ጥያቄ

መልስ

አቶ የሐንገል መጥቶ የት ገገ?

ከመጣ በኋላ ወደ እንግዳ ክፍል

ገገ።

ጥያቄ

መልስ

ከቶ፡ የሐንሰ፡ ወደ፡ እንግዳ፡ ክፍሉ፡

እንግዳቸ፡ ሁሉ፡ ፍር፡ ከኩቶ፡።

ሲገገ፡ እንግዳቸ፡ ምን፡ ከኩቶ?

ከቶ፡ የሐንሰ፡ ምን፡ ከሐ?

ከቶ፡ የሐንሰ፡ ደግሞ፡ በእግዚአብሔር

ሒር፡ ከሐ።

ከጎጃም፡ የመጡትን፡ ሰዎች፡ ነፃ፡

ከቶ፡ ከገበዳ፡ እስተዋወቃቸው።

የሐንሰ፡ ጋር፡ ማን፡ እስተዋወቃ

ቸው?

ከእንግዳቸ፡ ጋር፡ ከተዋወቀ፡ በኋላ፡

እንጂን፡ በደህና፡ ገገቻሁ፡ እካቸው።

ምን፡ እካቸው?

ከቶ፡ የሐንሰ፡ እንጂን፡ ደህና፡ ገገቻ

ከጎጃም፡ የመጡትን፡ እንግዳቸ፡ ነው።

ሁ፡ ያሰው፡ እናማንን፡ ነው?

እንግዳቸ፡ እንጂን፡ ደህና፡ ቆያቸሁ፡

ከቶ፡ የሐንሰን፡ ነው።

ያሁት፡ ማንን፡ ነው?

ከቶ፡ ከገበዳ፡ ከቶ፡ የሐንሰን፡ ምን፡

ምን፡ ዓቢኑን፡ ምግብ፡ ካምጣህህህብ

ጠየቀው?

ኩ፡ ጠየቀው።

ከቶ፡ የሐንሰ፡ ምን፡ መከሰ?

ከቶ፡ የሐንሰም፡ ጠካ፡ እፈራጋሪሁ፡

ብኩ፡ መከሰ።

ከቶ፡ የሐንሰ፡ ወደ፡ ከቶ፡ ከገበዳ፡ ለ

ከቶ፡ ከገበዳን፡ ከመጠየቅ፡ መጣ።

ት፡ ከምን፡ መጣ?

ከጓድ፡ እምስት፡ ብር፡ የሚሆን፡ ሌታ

የሐም፡ ገና፡ ደምዝ፡ እስተቀበላሁ

በድረኛ፡ ትቸካህህ?

ም።

ከወሾቸህ፡ ክፍሉ፡ የትኛው፡ ነው?

የፊሮ፡ ውሻዬ፡ ነው።

ጥያቄ

መልስ

እቤት፡ ውስጥ፡ ከመጓጓዣ፡ ቦታ፡ ብርሃን፡ ክስ?

እዎ። መስጠቱ፡ ሲገቡት፡ ቦታ፡ ብርሃን፡ ተገኛኩህ?

እንደገና፡ ከሌት፡ ወደ፡ ሆተሉ፡ ትሄዳኮህ?

እዎ። እሄዳኩሁ።

የዓንቀጥ፡ ጠቅካቤ፡ ገዢ፡ ማን፡ ናቸው?

እኛ፡ ከሙሉ ናቸው።

እዓንቀጥ፡ ሠፈር፡ ገደማ፡ ገንዘብ፡ ክስ?

የከም።

ምንም፡ እንጂን፡ ወንድምህ፡ ገደብ፡ ከምን?

ጊዜ፡ ስከከክኝ፡ ነው።

ከምን፡ እኛን፡ ክትጠቀሙን?

የባህሪዎህ፡ ወካዶች፡ ገለጻጎች፡ ናቸው?

እዎ። በጣም፡ ሃብታምች፡ ናቸው።

ድሆችን፡ በምን፡ ዓባባች፡ መንገድ፡ መርዳት፡ ቢቻል?

ሠራ፡ በመስጠት፡ መርዳት፡ ቢቻል።

ከብሔራዊ፡ ወደ፡ መኪና፡ ሰፊ፡ ቦታ፡ መውሰድ፡ ትፈልጉኩህ?

የከም። እፈልጋለሁ።

ቆይታ፡ ክትፈልጉኩህ?

እዎ። እፈልጋለሁ።

ቆይታ፡ ከብሔራዊ፡ እንደገና፡ የጥብቅህ፡ ትፈልጉኩህ?

ትፈልጋለሁ?

ከሙሉ፡ ከብሔራዊ፡ ዛሬ፡ ማጠቃለያ፡ ቅሬታ ጋር?

እዎ። ቅሬታ ጋር።

ጋር?

እኛ፡ ከጠባብ፡ እኛ፡ የሐንገሉ፡ የት፡ ቀጥተኛ፡ ነገር?

በአጠቃላይ፡ ውስጥ፡ ቀጥተኛ፡ ነገር።

ቀጥተኛ፡ ነገር?

ነገር።

ከጥብቅህ፡ በኋላ፡ እኛ፡ የሐንገሉ፡ የት፡ ህይወት?

ቀጥተኛ፡ ወደ፡ ቤት፡ ህይወት።

የት፡ ህይወት?

ቀጥተኛ፡ ወደ፡ ቤት፡ ህይወት።

ድርሰት

እቶ፡ ዮሐንስ፡ የውጭ፡ አገር፡ ሰው፡ በመሆኑ፣ እቶ፡ ክብድ፡ አገር፡ ኪያካም ደው፡ ፈከገ። እንድ፡ ቀን፡ ወደ፡ ቤቱ፡ መጥቶ፡ እንደጋበዝ፡ እቶ፡ ዮሐንስን፡ ጠየቀው። እቶ፡ ዮሐንስም፡ በእቶ፡ ክብድ፡ ሃሳብ፡ ስከተሰማማ፣ ግብዣውን፡ በደስታ፡ ተቀብኮ።

እቶ፡ ዮሐንስ፡ ወደ፡ እቶ፡ ክብድ፡ ቤት፡ እንደደረሰ፡ እንግዲቹ፡ ሁኩ፡ በደስታ፡ ተቀብኮት። ወደያው፡ ነገቶ፡ አማር፡ ነገቶ፡ ተሰማ፡ ጋር፡ ነጥቀውቀው፡ በጌካ፡ ወደ፡ ተዛጋጅኮት፡ በታ፡ ሃደ፡ ተቀመጠ።

ክዚያም፡ በጌካ፡ እቶ፡ ክብድ፡ የሚፈከገውን፡ መጠጥ፡ አቅርቦኮት፡ መጠጣቸውን፡ አየጠጡ፡ ጫዎታቸውን፡ ጀመሩ።

ጥያቄዎች

- እቶ፡ ክብድ፡ ምን፡ ፈከገ?
- እቶ፡ ክብድ፡ እቶ፡ ዮሐንስን፡ ከመጋበዝ፡ ከምን፡ ፈከገ?
- እቶ፡ ክብድ፡ እቶ፡ ዮሐንስን፡ የት፡ ጋበዘው?
- እቶ፡ ዮሐንስ፡ በምን፡ ተሰማማ?
- እቶ፡ ዮሐንስ፡ ከግብዣው፡ ወደት፡ ሃደ?
- እቶ፡ ዮሐንስን፡ እንግዲቹ፡ እንግዲቹ፡ እንደት፡ ተቀብኮት?
- እቶ፡ ዮሐንስ፡ ክማን፡ ጋር፡ ተገናኘ?
- እቶ፡ ክብድ፡ ነገቶ፡ ዮሐንስ፡ ምን፡ አቅረብኮት?
- ኢትዮጵያው፡ ወዳጅ፡ ስከህ?
- በኢትዮጵያ፡ ቤተ-ሰብ፡ ውስጥ፡ ከመጋበዝ፡ ትፈሰጋከህ?

ሀያ፡ ስምንተኛ፡ ትምህርት

ንግግር

ቀሰማ

እኛ፡ የሐንሰ፡ እርስዎ፡ እመሪገዎ፡
እንደሆኑ፡ እኛ፡ ክብድ፡ ነገራችን።
ሰላም፡ ትንሽ፡ ሰገርዎ፡ ከጠ
ቆቆ፡ እወዳለሁ።

የሐንሰ

ከማወቅ፡ የመሬትገቢት፡ ሁሉ፡ ልገ
ከድህድህ፡ ፈቃድኛ፡ ነች።

ቀሰማ

ያመሪገን፡ ወጣቶች፡ ሁሉ፡ እንድ፡
እርስዎ፡ ረዳጅዎች፡ ናቸው?

የሐንሰ

የከም፡ ሁሉም፡ እቅድኩም። ነገር፡
ግን፡ እገባኛል፡ ረዳጅዎች፡
ናቸው።

ቀሰማ

ያገሩ፡ ዓየር፡ እንዴት፡ ነው?

የሐንሰ

ገንዘብ፡ ገቢዎች፡ ዓየር፡ መጥ፡
ነው። ገቢዎች፡ ግን፡ ገንዘብ፡
ኖሩ፡ ነው።

ቀሰማ

በእመሪገን፡ ትምህርት፡ ገቢዎች፡
ወለገ፡ ሰንጠረዥ፡ ተመረጧል፡
ቆይታ?

የሐንሰ

በወገኑ፡ ሰንጠረዥ፡ እንደሆኑ፡ እንደ
ቆይታ። ደግሞ፡ ግን፡ ገቢዎች፡ መሆኑ
ን፡ የመቆጣጠሩ፡ ተመረጧል፡ እንደ
ኩ፡ እምናለሁ።

ቀሰማ

ሽማግሌ፡ ገቢዎች፡ ናር፡ ወደመሪገ፡
መሄድና፡ መመርጥ፡ በወደድሁ፡
ነበር?

የሐንሰ

ወንድ፡ ወቅም፡ ስት፡ ልጆች፡ እንደ
ኩዎ፡ ወድ፡ እመሪገ፡ መካከል፡
ቆይታ።

ቀሰማ

ልጆች፡ የኩንም፤ ነገር፡ ግን፡ ትምህ
ርት፡ መመርጥ፡ ገንዘብ፡ ጠቃሚ፡
መሆኑን፡ እስተውላለሁ።

ገብተህ፡ ስህ፡ ክርኻህ፡ ስህ፡ መድኃኒት፡

ቀሰማ

ደግሞ፡ ስህ፡ መሐንዲስነት፡ የሚ

በጣም፡ ጥሩ፡ ክሳህ፡ ነው። ነገሱ፡ ት

ያጠኑ፡ ሰዎች፡ በጣም፡ ይጠቀ

ንሽ፡ ርቦኛል።

ማሉ።

የሐንሰ

ጥሩ ነሽ

እኔም፡ ክርቦኛል፡ ጠምቶ ኛልም።

የሚበካ፡ ነገር፡ ተዘጋጅቷልና፡ ወደ፡

ምግብ፡ ለቶ፡ እንሂድ።

ጥያቄና፡ መልስ

ጥያቄ

መልስ

ወደ፡ ነገሩ፡ ከመሂድ፡ ፈቃድኛ፡

ጌሴን፡ ክጠኛል፡ እንደ፡ ከመሂድሰ፡

ነህ?

ፈቃድኛ፡ ነበርሁ።

ረዳጅም፡ ወንድሞች፡ ክሉዎችሁ?

ሁሉም፡ ረዳጅሞች፡ ክቆይሉም።

ርቦህ፡ ክንደሆን፡ ሂደን፡ ምሳኝን?

መሌላ፡ ርቦኛል፤ ግን፡ ክሁን፡ ሥራ፡

ክንጠካ?

ክከጠኛ።

መሐንዲስ፡ መሆን፡ ትወዳለህ?

አዎን፡ በጣም፡ እወዳለሁ።

ውሃ፡ ለጠማን፡ ምን፡ ክጎደርጋለን?

ወደ፡ ሆተሉ፡ ለት፡ እንሂድለን።

የርካ፡ ትምህርት፡ በጣም፡ ጠቃሚ፡

አዎን፡ በጣም፡ ጠቃሚ፡ ነው።

ይመለከቱኛል?

ነገሩ፡ ከምን፡ ገገዛ፡ ሂደ?

ስህ፡ ጌላው፡ ራቶን፡ ኪጠካ፡ ሂደ።

ጌሳችሁን፡ ክጠኛኛል?

የሐም፡ ክከመመንም።

እግርህን፡ ለያምህ፡ ምን፡ ተደርጋለህ?

እዲስ፡ መገና፡ እገዛለሁ።

ጥያቄ

መልስ

ሽማግሌ፡ ክገቡ፡ ክኩሽ?

ክዎን፡ ክገቡ፡ ሽማግሌ፡ ርቓው።

ክገሩ፡ ውስጥ፡ ብዙ፡ ወጣቶች፡ ክኩ?

የከም፡ ወጣቶች፡ ብዙ፡ ክቀገጉግ።

ቶሶማ፡ ምን፡ ክከላ?

ጠምቶኛህ፡ ክከኛ።

ጊዳጅ ም፡ ልጅኛ፡ ከምን፡ ወዳዚህ

ሲኒማ፡ ከማሞት፡ መጡ።

መጡ?

ወጣት፡ መሆን፡ ትወዳከላ?

ክንዳከኩ፡ ሁኩ፡ ወጣት፡ መሆን፡

ክወዳከሁ።

ገንዘብ፡ ማግኘት፡ ከምን፡ ትፈልጋከላ?

ክንድ፡ ከሮሻ፡ የሚሆን፡ መሬት፡ ከመ

ግዛት፡ ክስብክከሁ።

የሶማኸውን፡ ነገር፡ ልታምናው፡

ከማመን፡ ክሰቸገረኛ።

ቻላላ?

ኪትዮሎ፡ ከማሞት፡ ፈቃድኛ፡

ክዎን፡ ጠጣም፡ ፈቃድኛ፡ ነኝ።

ነህ?

ክሮሻቸውን፡ ሲያስገቡ፡ ጥሩ፡ ቀ

ክዎን፡ ጠጣም፡ ጥሩ፡ ነው።

መስጠጥ?

ልጅሽ፡ ምን፡ ቀማሌህ?

መሐንዲስነት፡ ቀማሌህ።

ኪትዮሎ፡ ውስጥ፡ ብዙ፡ መሐንዲ

ጥቂቶች፡ ጠየቀው፡ ቀገኛኩ።

ሶች፡ ክኩ?

የሐንሰ፡ ከምን፡ ቀኛ?

ታምሜ ክከሁ፡ ብኩ፡ ቀኛ።

ብዙ፡ ብርጭቆ፡ ጠካ፡ ከምን፡ ጠጣ?

ወሃ፡ ስከጠማው፡ ነው።

ክርስቲ

ግብዣ፡ በኢትዮጵያ፡ ውስጥ፡ የተከመደ፡ ነገር፡ ነው። በዓሉ፡ በሚሆን
በት፡ ጊዜ፡ ሁከ፡ ግብዣ፡ በየቦታ፡ ወይም፡ በየሰፈሩ፡ ይደረጋል። የግብዣ
ውም፡ ዓቀፍ፡ ገንዘብ፡ ነገር፡ የተከለሰ፡ ሲሆንም፡ በጠቅላላው፡ የተመሰሰ
ሰከ፡ ነው።

ከብዛቱው፡ ጊዜ፡ በኢትዮጵያ፡ ውስጥ፡ ግብዣ፡ ትኩረት፡ ዝግጅት፡ ቀ
ጠቀሰ። ምክንያቱም፡ ጋገዦች፡ እንግዲቸቸውን፡ ከጠቅላላው፡ ብዙ፡ ዓቀፍ፡
ምግብና፡ መጠጥ፡ ስኬት ያደገው፡ ነው።

የግብዣው፡ ጥሬ፡ ከተጋገዦች፡ ቀደም፡ ብዙ፡ ይካከላቸዋል። ጥሬው፡ የ
ደረሰቸው፡ ሰዎችም፡ ሌሎች፡ በጥሬው፡ መሠረት፡ በተጠየቁበት፡ በታላቅ፡ ሰዎች፡
መገኘት፡ ይገባቸዋል።

ግብዣው፡ ከመጀመሩ፡ በፊት፡ እንግዲቸ፡ መምጣት፡ ሲጀምሩ፡ ገንቦቶች፡
ወጥተው፡ እንግዲቸቸውን፡ ይቀበላሉ።

የተከመደውን፡ ሰነድ፡ ከተሰጠ፡ በኋላ፡ ወደ፡ ማረፊያ፡ ቤት፡ እንዲ
ሄዱ፡ ይጠየቃሉ። በተወሰነው፡ ሰዎች፡ ግብዣው፡ ሲጀመር፡ እንግዲቸ፡ ገን
ደፍ፡ ምግብና፡ መጠጥ፡ መጋገ፡ ይጀምራሉ።

ብዙ፡ ጊዜ፡ ከግብዣው፡ የተዘጋጀው፡ ምግብና፡ መጠጥ፡ ሌሎች፡ ጥሬ
ነት፡ ከመሆኑ፡ የተነሳ፡ የግብዣው፡ ጊዜ፡ ሊጀምሩ፡ ነው።

ምግብ፡ እንዲተከሉም፡ ጥቂት፡ ንግግር፡ ከተደረገ፡ በኋላ፡ ጭፈሬ፡ ወይ
ም፡ ዳንብ፡ ይጀመራል። በዚህ፡ ሰዎች፡ መጋገፍና፡ ወይም ገንቦቶች፡ ከየሥፍራ
ቸው፡ እየተነሱ፡ ይደገባሉ። ከገንዘብ፡ ጊዜም፡ ተጋገዦች፡ በመገንጠልና፡ እ
ሳብ፡ በመክፈት፡ ብቻ፡ ሳይደገቡ፡ ይመከሳሉ። ዳንብ፡ ከተከመደ፡ በኋላ፡
እንግዲቸ፡ ምሥጋናቸውን፡ እየቀረቡና፡ ገንቦቶችን፡ እየተሰጠቸው፡ ወደ
የቤታቸው፡ ይሄዳሉ።

ጥያቄዎች

ግብዣ፡ በኢትዮጵያ፡ ውስጥ፡ ምን፡ የጠየቃህ?

በኢትዮጵያ፡ ውስጥ፡ ስለሚደረገው፡ ግብዣ፡ ተናገር።

እንዴትገባለህ? እንዴትገባለህ? እንዴት፡ ይቀጠላሉ?

ተገባለህ? ግብዣው፡ ከመጀመሩ፡ በፊት፡ ሆኖ፡ ይሰራል?

ግብዣው፡ ከተጀመረሰ፡ በኋላ፡ ምን፡ ይደረጋል?

ተገባለህ? በሰዓቱ፡ እንዴትገባለህ? ገቢ፡ ይመጣል?

ዳንስ፡ ከመጀመሩ፡ በፊት፡ የሚደረገውን፡ አስረዳ።

በዳንሱ፡ ውስጥ፡ እንዴትገባለህ? ምን፡ እንዴትገባለህ?

በጠቅላላው፡ ግብዣ።

ዳንስ፡ መደብሰ፡ ይቀጠላል?

ከዚህ፡ በፊት፡ ኢትዮጵያውያን፡ ለገቢ፡ ተገብተው፡ ነበር?

ሀያ፡ ዘጠነኛ፡ ትምህርት

3990

አማ

ወይዘሮ፡ ጥፋነሽ፤ ነገርሽ፡ መቼ፡
መጣሽ?

ጥፋነሽ

እንድ፡ ሳምንት፡ ያህሉ፡ ሆኖኛሉ።
ከንቀሱ?

አማ

እኔ፡ ሊጅም፡ ጊዜ፡ ሆኖኛሉ። አመሆ
ኔ፡ የፊት፡ ወካጅች፡ ታውቋለሁ?
አሻ?

ጥፋነሽ

እንዴታ፡ አምን፡ ከካውቃቸውም።
እንዴያውም፡ ያንቀሩ፡ የፊት፡ ወካጅ
ች፡ በጣም፡ የቀቀሉሉሉ፡ ወዳጅች፡
መሆናቸውን፡ ሊሰህ?

አማ

ዘንገቸው፡ ነው። አመሆኔ፡ ነጥሙ
ው፡ እየተሻሻሉ፡ ሃይሉ?

ጥፋነሽ

ከዎ፡ በጣም፡ እንዴ። የምታውቃ

ቸው፡ ክሮጊ፡ ለቶች፡ ሁሉ፡ ፈርሶ

ው፡ ከዳዲሱ፡ ለቶች፡ ተሠርተዋል።

አማ

በትምህርት፡ ለቶችን፡ አጠገብ፡ የነ

በረው፡ ቆገሻ፡ ለፈር፡ ፈርሶአሉ?

ጥፋነሽ

ከዎ፡ እሱ፡ ፈርሶ፡ አቀማሌዎች፡

መጣወቻ፡ ማዳ፡ ሆኖአሉ።

አማ

የነጥሙ፡ መንገድች፡ ከሁን፡ ንድ

ሕ፡ ሆነዋል?

ጥፋነሽ

ከዎ፡ ጩካማ፡ የነበሩት፡ መንገድ

ች፡ በከተሌቱ፡ ገርሃን፡ ከጊጠዎ

ሉ።

ጥያቄና መልስ

ጥያቄ	መልስ
እዚህ፡ እንደተፈ፡ ማን፡ ነገረህ?	ወንድሜ፡ ነገረኝ።
ከገበዳ፡ እንድ፡ ሳጥን፡ እንቁሳላ፡	የሰዎ፣ እካው ቅም።
እንደሰጠሁት፡ ታውቃለህ?	
ጠመፊ፡ የት፡ እንዳለ፡ ታውቃለህ?	አዎ፣ አውቃለሁ።
አገትና፡ እናትዎ፡ ካላ፡ ጋር፡ እንደሚ	አዎ፣ ነገርሁዎት።
ደፋ፡ ነገርህት?	
ፎጣውን፡ መቼ፡ እንደያጥጠው፡ ትፈ	አሁን፡ እንደያጥጠው፡ አፈጠራሁ።
ጠራሁ?	
ጠራሁ፡ ጠጣም፡ ያደህ፡ እንደሆን፡	አዎ፣ ጠጣም፡ ያደህ፡ ቆህን።
ትፈጠራሁ?	
እዚህ፡ ለት፡ ውስጥ፡ ደፋ፡ ሰው፡ እንዳ	አት፡ ክጠድ፡ ነው።
ከ፡ ማወቅ፡ የሚፈጠሩ፡ ማን፡ ነው፡	
ሳይነገርህ፡ ጠድንገት፡ እንደመጣ፡	የሰዎ፣ እጠፈጠጥም።
ትፈጠራሁ?	
መኪናህን፡ እንደነዳው፡ ትፈቅድከታ	አዎ፣ እፈቅድከታሁ።
ለህ?	
እኛን፡ ጠፎጣ፡ እንደያደርቅ፡ ነገርኾ	አዎ፣ ነገርሁት።
ው?	
አገትዎ፡ ሰፊ፡ እርሻ፡ እንዳለው፡ ክገ	ወንድሜ፡ ነገረን።
ት፡ ሰማችሁ?	
ወፍሬም፡ እንደሚሆን፡ ታውቅ፡	አዎ፣ አውቅ፡ ነገር።
ነገር?	

ጥያቄ

መልስ

እንደሚመጣ፡ ነገሮችን?

እዎ፣ ነገሮች፣ ነገር።

ወዳገት፡ ሲመከስ፡ እዚህ፡ እንደሚያ

እዎ፣ ነገሮች።

ርፍ፡ ነገረህ?

ቁራኑን፡ እንደያመጣው፡ ነገር ኾነው?

የኮም፣ ክስ ነገር ሁኔታ።

ምግብን፡ የት፡ እንደገባው፡ ትሬክታሪህ?

እዚህ፡ እንደገባው፡ ትሬክታሪሁ።

አገትና፡ እናትህ፡ እንደሚመጡ፡ ት

እዎ፣ እነግረዋሁ።

ነገረዋሁ?

ሲኒውን፡ እጠረፏህ፡ ካቶ፡ እንደያሰ

እዎ፣ ነገር ሁኔታ።

ቀምጠው፡ ነገር ኾነው?

ፊቱን፡ ገባውና፡ እንደታጠጠ፡ ልት

እዎ፣ ነገረው።

ገረው?

በድንገት፡ እንደመጣ፡ ታውቃህ?

እዎ፣ እንደመጣ፡ ክውቃሁ።

ብርሃን፡ ሲሆን፡ ወደ፡ ሌላው፡ ትሄዳህ

እዎ፣ እህድ፡ ይሆናል።

ህ?

ሽግግሩው፡ አቤት፡ እንደገባው፡ ለፍ፡

እዎ፣ ሰጠሁት።

ሰጠኸው?

ሰውዬው፡ እንደገባው፡ መደኅሱ፡ ጀመረ?

የኮም፣ ክስ ጀመረ።

ጥሩን፡ እዚህ፡ እንደሆኑት፡ ጠየቁት

እዎ፣ ጠየቁናት።

ኋት?

እስከሚገባው፡ እኩሱ፡ አገባው፡ ውስጥ፡

እዎ፣ ነገር ነው።

እንደያዙት፡ ካገኙት፡ ነገሮች

ሁት?

ጥያቄ

መልስ

ተማሪዎች፡ እንደመጡ ትመጣክህ?

አዎ፣ እመጣክሁ።

ገንዘብ፡ እንደገኛችሁ፣ የት፡ መሄድ፡

ወደ፡ ነገሩ፡ መሄድ፡ እንፈልጋለን።

ትፈልጋለህ?

ነገሁን፡ ክብግ፡ መቼ፡ ተመክሳለህ?

አሁን፡ እንደየሁኑ፡ ተመክሳለሁ።

ለዎቹት፡ መቼ፡ እያቸኟቸው?

ማረፊያ፡ ለት፡ ውስጥ፡ እንደገቡ፡

እየሞቱ።

ሠራችሁት፡ እንደፈጸማችሁ፡ ጉሩ፡

አዎ፣ አንጠጣክኝ።

ትጠጣክኝሁ?

ተማሪዎች፡ ጉሩ፡ እንደቆሙ፡ ጠጡ?

አዎ፣ እንደቆሙ፡ ጠጡ።

ከጆቹ፡ ነገራቸው፡ እንደተሰሩበቱ፡

ወደ፡ እናታቸው፡ ሄዱ።

የት፡ ሄዱ?

እርጋው፡ መገናኛ፡ እገራኝ፡ ውስጥ፡

አዎ፣ ገዙ።

እንዲሁ፡ እዲሁ፡ መገናኛ፡ ገዙ?

ገንዘብ፡ የገንገሪዎች፡ ምንገንገሪያት፡

ስካቴሌሌሁ፡ ነው።

ምንገንገሪያት፡ ነው?

የከመን፡ ወካጆች፡ የምትጠቀሙበት፡

ጠቀሙት፡ ስካቴሌሌሁ፡ ነው።

ምንገንገሪያት፡ ከምንገንገሪያት፡ ነው?

ወንድምህ፡ ወደ፡ አሜሪካ፡ የሄደህበት፡

ምንገንገሪያት፡ ትምህርት፡ ስካቴሌሌሁ፡

ምንገንገሪያት፡ ከምንገንገሪያት፡ ነው?

ነው።

ትናንት፡ ማታ፡ ጊዮን፡ ሆኑት፡ ከምን፡

መደናኛ፡ ስካቴሌሌሁን፡ ነው።

ሄዳችሁ?

አሰታሚው፡ ትናንት፡ ከምን፡ ክፍል

ምንገንገሪያት፡ ስካቴሌሌሁን፡ ነው።

መጣም?

ጥያቄ

መልስ

እዚህ፡ ቤት፡ የመጣችሁበት፡ ምክንያት

ምክንያት፡ ከገባችሁ፡ አመጣችሁ፡ ስለፈለግ

ያችሁ፡ ምንጭት፡ ነው?

ገ፡ ነው።

አምን፡ እቤት፡ ከገባችሁ?

ጤላማ፡ ስለሆነ፡ ነው።

አመና፡ ገንዘብ፡ አምን፡ ከገባችሁ፡ ክፍል

ምክንያት፡ ስለተከፈለ፡ ነው።

መጡም?

መገናኛት፡ አምን፡ ቀቆ፡ ቀከም፡ ቀገሃ

ቀቆ፡ ቀከም፡ ስለተከፈለ፡ ነው።

ት?

ከሰተማራችሁ፡ አምን፡ ትፈጠሩት?

ምክንያት፡ መሰናበት፡ ስለፈለግችሁ፡

ሁ?

ነው።

ከሚገኝዎት፡ ከሚገኙት፡ አምን፡ ቆ

ምክንያት፡ በጣም፡ ጠቀሚ፡ ስለሆነ

ማጠቃለያ?

ገ፡ ነው።

እሁን፡ ወደ፡ ሆተር፡ መሄድ፡ አምን፡

ምሳ፡ አመጣችሁ፡ ስለፈለግችሁ፡ ነው።

ትፈጠሩት?

እሁን፡ ወደ፡ ቤተሰብ፡ መሄድ፡ የፈለግ

ምክንያት፡ ሥራችንን፡ ስለፈጸምን፡

ገችሁ፡ አምን፡ ነው?

ነው።

ገዢ፡ ተማሪዎች፡ አምን፡ ስለ፡ እርሻ

በጣም፡ ጠቀሚ፡ ስለሆነ፡ ነው።

ና፡ ስለ፡ መሰናበት፡ ቆማለሁ?

እነዚህ፡ ሰዎች፡ አምን፡ እዚህ፡ መጡ?

ስለተገኙት፡ ቆመሰከኛል።

ድርሰት

ክቶ፡ ከመኖ፡ ወይዘሮ፡ ጥሩ ነሽ፡ በተከያደ፡ በሁከት፡ ዓመታቸው፡ ዋሽንግ
 ቶን፡ ውስጥ፡ ስከተገናኚ፡ በጣም፡ ደስ፡ ክካቸው። ክቶ፡ ከመኖም፡ ወካጅቶን፡ በጣ
 ም፡ ስከሚወዳቸውና፡ ስከጠንገታቸው፡ ማወቅ፡ ስከፈከገ፡ ወዲያውኑ፡ ስከነ
 ሱ፡ ጠየቀች። ክሷም፡ ከመነሳትዋ፡ በሬት፡ ክንደጠየቀችቸውና፡ ደብዳቤም፡
 ክንደመጣችከት፡ ነገራቸው። ክቶ፡ ከመ፡ በጣም፡ ደስ፡ ክከውና፡ ስከኮካ፡ ነገር፡
 መጠየቅ፡ ጀመረ። ከጥያቄዎቿ፡ ክንደ፡ ስከገሩና፡ ሕዝቡ፡ ኑሮ፡ መገኛላት፡
 ነበር። ወይዘሮ፡ ጥሩ ነሽም፡ በጣም፡ ክንደተሻሻክ፡ ስትነግረው፡ በጣም፡
 ክፍ፡ ያከ፡ ደስታ፡ ተሰማው። ክቶ፡ ከመኖም፡ ክንደን፡ ክገር፡ ከመገኛላት፡ ክገ
 ድ፡ ሽክም፡ መሆኑን፡ ስከሚያውቅ፡ ሃካፊነቷን፡ የወሰዱትን፡ ሰዎች፡ በጣም፡
 ክመሰገናቸው። ወይዘሮ፡ ጥሩ ነሽም፡ በምሥጋርናው፡ ተሰማማች።

ክዚያ፡ በኋካ፡ ሁከቱም፡ ወዳገጫቸው፡ ተመከሰው፡ ሕዝባቸውን፡ ከመገኛ
 ገኛ፡ ግዴታቸው፡ መሆኑን፡ ተነጋገሩና፡ ከመታ፡ ሂከቱን፡ ሆቱክ፡ ድረስ፡ ቀቀ
 ጣገረው፡ ተከያደ።

ጥያቄዎች

- ክቶ፡ ከመኖ፡ ወይዘሮ፡ ጥሩ ነሽ፡ ክጥቶ፡ ክገር፡ ናቸው?
- ክቶ፡ ከመኖ፡ ወደ፡ ክሚሪግ፡ መቼ፡ መጣ?
- ወይዘሮ፡ ጥሩ ነሽ፡ መቼ፡ መጣች?
- ወይዘሮ፡ ጥሩ ነሽ፡ የት፡ ክረፈች?
- ሁከቱ፡ ሰዎች፡ ስከምን፡ ተጠቅመው?

ከቶ፡ ከሚ፡ በመጀመሪያ፡ ስለምን፡ ጠየቃች?

ጥፋኝ፡ ካቶ፡ ከሚ፡ ምን፡ አመጣችሁ?

ሁከፋኛ፡ ጊዜ፡ ምን፡ ጠየቃች?

አሻሻ፡ ምን፡ መጠኑ፡ ስለሆነው?

ስለገገፋ፡ ሕዝቡ፡ መሻሻሉ፡ ምን፡ ነገረችሁ?

ወደ፡ አገራችሁ፡ ተመልሰው፡ ምን፡ መሥራች፡ ይረገጡ?

ከቶ፡ ከሚ፡ ጥፋኝ፡ አመገናኝ፡ ቀጠሮ፡ ሆኑ፡ አይደሉ?

ከቶ፡ ከሚ፡ ወይዘሮ፡ ጥፋኝ፡ ከጠየቃች፡ ጥያቄዎች፡ አንዱ

ምን፡ ነበር?

አጥያቄው፡ ምን፡ መጠኑ፡ ስለሆነው?

ሠካሰኛ፡ ትምህርት

ጓግግር

ጂን

ክግክህ፡ ወንድም፣ ሶዚህ፡ ጠታ፡ ስም፡

ማን፡ ያገኘህ?

ገበዳ

ክዋሽ፡ ያገኘህ።

ጂን

በገተማው፡ ውስጥ፡ ላለ፡ ሰዎች፡

ይኖሩበታሉ?

ገበዳ

ክዎ፡ ሶሎ፡ ቁጥር፡ ገርገጥ፡ ያሉ፡

ነው።

ጂን

ክግክህ፡ የመኪናችን፡ ጎማ፡ ላንፍሶ፡

ነበርና፣ ሶት፡ ማስተካከል፡ እንች

ካለን?

ገበዳ

ነዚህ፡ ትንሽ፡ ሌቅ፡ ላለ፡ ክንድ፡

ትኩቅ፡ ጋራሽ፡ እሱ።

ዲግሞ፡ ክንድ፡ የመኪና፡ ጎማ፡

የሚነፋና፡ ትንሽ፡ ነገሮችን፡

የሚያድስ፡ ነዚህ፡ ሌት፡ ጊር፡

እሱ።

ማሪ

መጀመሪያ፡ የምናርፍጠን፡ ጠታ፡

ማግኘት፡ ደህና፡ ክብረትህ

ም፡ ጂን?

ጂን

ክዎ፡ ክውነትሽን፡ ነው። ክት፡

ገበዳ፡ ደህና፡ ምግግር፡ መቻታ፡

ሌት፡ ሶሎ፡ ሆተሌ፡ ሶት፡ ያገኛ

ሉ?

ገበዳ

ክገተማው፡ መግኘት፡ ወይስ፡ ክዚህ፡

ሰፊ፡ ፋሬክጋሉ?

ጂን

ሲቸሉ፡ ክዚህ፡ ሰፊ፡ ሲሆን፡ ክቀ

ነፋም።

ጥያቄና መልስ

ጥያቄ	መልስ
ስቦታ፡ ጊሮ፡ ጥሩ፡ መጣወቻ፡ ማዳ፡ ክካችሁ?	ክዎ፣ ከተማሪዎች፣ የፋሠራ፣ ክካ።
ክሮጊዎች፣ ቤቶች፣ መፍረስ፣ ክከገቻ ው?	ክዎ፣ መፍረስ፣ ክከገቻው።
ቤትህሃ፣ ትምህርት፣ ቤትህሃ፣ ቆቆራረገ ኩ?	ክዎ፣ በጣም፣ ቆቆራረገኩ።
ጠጓጎትህ፣ ክትናገሩ፣ ሃሬ፣ ክንድጎ፣ ነው?	ሃሬ፣ በጣም፣ ደህህ፣ ነኝ።
ክዚህ፣ ወደ፣ ክገርዎ፣ መቼ፣ መነሳት፣ ይፈከገኩ?	ክክንድ፣ ጎምጎት፣ በጊካ፣ ክነሳከሁ።
ክውጭ፣ ጉዳይ፣ ሚኒስትሩ፣ ጋሮ፣ መ ቀጣጠሮ፣ ይፈከገኩ?	ክዎ፣ ክፈከገኩሁ።
ከጅህሃ፣ ክንፋ፣ ትመሰሰሳካካችሁ? የትምህርት፣ ቤቱን፣ ሃካሬነት፣ ወሰ ድህ?	በጣም፣ ክንመሰሰሳኩም።
ወደ፣ ሲውየርክ፣ መቼ፣ መነሳት፣ ት ፈከገካችሁ?	ክዎ፣ ወሰድሁ።
ወደ፣ ሲውየርክ፣ መቼ፣ መነሳት፣ ት ፈከገካችሁ?	ሃሬ፣ ክሰዳት፣ በጊካ፣ ክንጎሳከን።
መቼ፣ ትመሰሰሳካካችሁ? ክዚህ፣ ገደማ፣ ሆተኮ፣ ክኩ?	በማግሰቱ፣ ክንመሰሰሳኩን።
ከሙ፣ ከምን፣ የመንግሥቱን፣ ሕግ፣ ይጥሳኩ?	ክዎ፣ ሁከት፣ ጥሩ፣ ሆተኩች፣ ክኩ?
	በውነቱ፣ ክከውቆም።

ጥያቄ

እገራ፡ ገዢው፡ በጣም፡ ሃላፊዎ፡
 ነው?
 ግጥሜና፡ ገናቱ፡ ጋር፡ መተዋወቅ፡
 ያስፈልገዋል?
 እጩከማ፡ ቤት፡ ውስጥ፡ ከምን፡ ተቀ
 መጥህ?
 ጌሳ፡ ሆተሪ፡ ገደማ፡ ኮህ፡ ሆተሪ፡ ታ
 ውቃክህ?
 ትናንትና፡ እግግግግው፡ ቦታ፡ ሄዳችሁ፡
 ነበር?
 ከከማ፡ ጌን፡ የቆመው፡ ማን፡ ነው?
 ዛሬ፡ ከምሳ፡ የጋበዘህን፡ ሰው፡ ታው
 ቃክህ?
 እዚህ፡ ከገር፡ የመጣህ፡ በድንገት፡ ነ
 ው?
 ከትምህርት፡ ማደከት፡ ጋር፡ ተዋወቃ
 ቻሁ?
 የፆታ፡ መገና፡ መንገድ፡ ትፈልጋለህ?
 ቤቶን፡ ንደሕ፡ ያደረገው፡ ማን፡ ነው?
 ወደ፡ ረውዶርክ፡ በመሄድህ፡ ደስ፡
 ከክህ?
 ቀደም፡ ላሎ፡ የመጣው፡ የሚገኝ፡ ሹም፡
 ነው?

መልስ

አዎ፡ በጣም፡ ሃላፊዎ፡ ነው።
 አዎ፡ ያስፈልገኛል።
 ብርሃን፡ ከከጌሪ፡ ነው።
 የከም፡ እካውቆም።
 አዎ፡ ሄዳን፡ ነበር።
 ወንድሙ፡ ነው።
 የከም፡ እካውቆም።
 የከም፡ በድንገት፡ እያደከም።
 አዎ፡ ተዋወቅን።
 የከም፡ እፈልገዋለሁ።
 የፊ፡ ግክቤት፡ ነች።
 አዎ፡ በጣም፡ ደስ፡ ከክኝ።
 የሠራተኞች፡ ሹም፡ ነው።

ጥያቄ

መልስ

ቁጭ፡ ላካ፡ ጋዜጣ፡ የምታናገው፡ ሴት፡
መፃ፡ ናት?

ክስተማሪያችን፡ ናት።

ከመድሐፍ፡ ቤት፡ ፈጠን፡ ላካችሁ፡
ወጥታችሁ፡ ምን፡ ሠራችሁ?

ካስተማሪያችን፡ የምስጋና፡ ደብዳቤ፡
ዳፍን።

ከሙ፡ ጠጋ፡ ላኩ፡ ምን፡ ነገረዎ?
መሐንዲሶች፡ ከሐኪሞች፡
ጠቅ፡ ላኩ፡ ተቀመጡ?

ጠቅ፡ ላኩ፡ ነገረኝ።
የኮም፡ ክብረው፡ ተቀመጡ።

ሠራተኞች፡ ገርገት፡ ላኩ፡ ለመ
ጡ፡ ሥራውን፡ ዛሬ፡ የምትጨር
ሱት፡ ይመስላችኋል?

ምናልባት፡ እንጨርሳል፡ ይሆናል።

እድሱ፡ ቤት፡ ለመሥራቱ፡ ደስ፡ ክኮ
ው?

እዎ፡ ገጣም፡ ደስ፡ ክኮው።

ፈጠን፡ ላካ፡ ሄደ፡ ምን፡ ቀዝ፡ መጣ
ች?

ምንም፡ ቀዝ፡ ክኮመጣችሁ።

እንግዲች፡ ገለጻች፡ ሰዓት፡ መጡ?
ቁጭ፡ ላከሽ፡ ተናገርሽ?

ክሰዓቱ፡ ቀደም፡ ላኩ፡ መጡ።
እዎ፡ ቁጭ፡ ላይ፡ ተናገርሁ።

ካገትና፡ ከዓቱ፡ ጋር፡ ይኖራል?

የኮም፡ ጎገሽ፡ ጠቅ፡ ላኩ፡ ላቸው
ን፡ ይኖራል።

ቀደም፡ ላኩ፡ ከገደን፡ ሸክም፡ ወሰ
ደ?

የኮም፡ ክኮወሰደም።

ቀደም፡ ላካ፡ ከሙን፡ ጋር፡ ተቀጣጠ
ረች?

ከወንድሙ፡ ጋር፡ ተቀጣጠረች።

ጥያቄ

መልስ

ቁጭ፡ ላኩ፡ ምን፡ ከዮ?

ምንም፡ ከካዮም።

ገንዘብን፡ ከሌሎች፡ ሲሰጠው፡ ፖላ

መከሰ፡ ላካ፡ ከቆታው፡ ሄደች።

ነሽ፡ ምን፡ ከኮች?

ነገ፡ ከመጣከሁ፡ ላኩ፡ ሄደ።

ቁጭ፡ ላኩ፡ ገደህ፡ ለሷካ፡ ምን፡

ከኮህ?

ወደ፡ ሲረዱ፡ ሌቶ፡ ከጎሄዳኮን።

ቀዳም፡ ላካችሁ፡ ሄደችሁ፡ ምን፡

ቸወራካችሁ?

ያገተ፡ ልጅ፡ ናች።

ደስ፡ ላኩኛል፡ ላኩ፡ የገገሁ፡ ለ

ው፡ ማን፡ ነው?

ከዎ፡ ከውቀዎኮሁ።

ሬቅ፡ ላኩ፡ የተቀመጠውን፡ ሰው፡

ታውቀዎኮህ?

ከዎ፡ ከሰማኮሁ።

ጠጋ፡ ላኩው፡ ሲገገህ፡ ትሰማኮህ?

ከማ፡ ነው።

የሰርቱንን፡ ጭማቂውን፡ ሬቅ፡ ከድ

ርጐ፡ ያስቀመጠው፡ ማን፡ ነው?

ከማርኛ፡ መደሐፍ፡ ያገኛል።

ከኮጋው፡ ካቆ፡ ቁጭ፡ ላኩ፡ ምን፡ ያደ

ርጋል?

ከዎ፡ ቀረብ፡ ላይ፡ ነገርሁዎች።

ከገገህ፡ ቀረብ፡ ላኮህ፡ ነገርህ?

ከቶ፡ ከማ፡ ነው።

ቆህን፡ ዐረፍተ፡ ነገር፡ ዳፍ፡ ከድርጐ፡

የሰማችሁ፡ ማን፡ ነው?

ገገኛሁ፡ ደስ፡ ቆከኛል።

ትንሽ፡ ከረቆ፡ ጠጣ፡ ማድረግ፡ ትፈል

ጋኮህ?

ከዎ፡ ቀዳም፡ ላካ፡ መጣች።

ከሮጊቷ፡ ለትሉ፡ ቀዳም፡ ላካ፡ መጣ

ች?

ጥያቄ

መልስ

ያቶ፡ ከሚ፡ ልጅ፡ ገገ፡ ገላ፡ ምን፡
ነገራቸዬ?

እናትሞን፡ ከሚሞት፡ መሃድሞን፡
ነገራችን።

እዲሱን፡ ከገላ፡ ከገላ፡ እድርጎ፡=
የት፡ ከሃድ፡ ያፈጠረከ?

ወደ፡ ሥራው፡ ከሃድ፡ ያፈጠረከ።

እጅን፡ ተጠጥ፡ እድርጎ፡ ምን፡ ከሠ
ራ፡ ነው?

ምሳውን፡ ከገላ፡ ነው።

ወደ፡ የገላገላ፡ መቼ፡ መሃድ፡
ትፈጠረከ?

ሉናዬን፡ ጠጣ፡ እድርጎ፡ እሃድከሁ።

ድርሰት

እቶ፡ የሐንገላ፡ ወረዳ፡ ማሪ፡ ኢትዮጵያን፡ በመገናኛው፡ እየዘፋ፡
ከሚሞት፡ ተከላከሎ። ወረዳ፡ ማሪ፡ ከገላ፡ እቶው፡ የሚያስፈጠረውን፡
ነገር፡ ሁሉ፡ እስቀድሞ፡ ማዘጋጀት፡ ጀመረች። እቶ፡ የሐንገላው፡ በገላ፡
ሥራውን፡ ጸጸርሶ፡ ከገላው፡ ተዘጋጀ።

ዝግጁ፡ ነገሩን፡ በጎሳ፡ ሰቆቆቆውን፡ በመገናኛው፡ ጭነው፡ ወደ፡
እቶን፡ ገዛኝታውን፡ ጀመሩ። እቶን፡ ነገሩን፡ እንደደረሱ፡ የመገናኛ
ው፡ ጎሳው፡ በደንገት፡ ተነፈሰገቶው። የተነፈሰውን፡ ጎሳው፡ ከሚሰጥ፡ ወደ፡
እንደ፡ ትንሽ፡ ጋራዥ፡ ከመሃድ፡ ፈጠረ።

በመገናኛው፡ ካቶ፡ እቶ፡ ከገላ፡ ከገላ፡ ጋራዥ፡ የሚገኝበትን፡ በ
ታ፡ ጠየቁት። እቶ፡ ከገላው፡ በቀንታ፡ ወደ፡ ጋራዥ፡ ስለመጠጠው፡ መገና
ቸውን፡ ወስደው፡ ጎሳውን፡ እስከ፡።

ጥያቄዎች

ከቶ: ሉሐንስና: ወይዘሮ: ማሪ: ምን: ከማየቶ: ተሰማሙ?

ወይዘሮ: ማሪ: ምን: ከዘጋጅቶ?

ከቶ: ሉሐንስ: ምን: ከደረገ?

ነገዝግጅቱ: ለኋካ: ምን: ከደረገ?

ሀቀቶውን: ለምን: ጣኔ?

ለመገናኛው: ወደት: ሂደ?

ከቀሽ: ከተማ: ሲደርሱ: ምን: ነገር: ከገኛቶው?

ጌማቶውን: ከማሳካት: ወደት: ሂደ?

ለመጓጓዣቸው: ካይ: ማንን: ከገገ?

ከቶ: ከበደን: ምን: ጠየቁት?

ለመጫራት: ምን: ከደረገ?

ለመገናኛ: መገዝ: ትወዳህ?

ሠካሳ ስንደኛ፡ ትምህርት

ንግግር

ክበደ

እነገርሁዎቻሁ፡ ገራጃ፡ ክጠገግ፡
ደህና፡ ሆኔኩ፡ እኮ።

ጫሬ

እሱ፡ ክሁኩም፡ ለተሻኩ፡ ነው። ከመ
ሆኑ፡ በቀን፡ ስንት፡ ያስገጥፍካኪ?

ክበደ

ከመጃታ፡ ለኑ፡ በቀን፡ ሦስት፡ ገር፡
ክሃምሳ፡ ሳንቲም፡ ይመስከኛ
ኩ። ከምገገ፡ ግን፡ እካውቅም።

ጀን

ካንድ፡ ቀን፡ ምንም፡ እይደኩ። ተክሲ፡
እንጥሬና፡ እንሂድ።

ክበደ

ተሸግጧ፡ ክጠገግ፡ በስተቀር፡
ገዋሽ፡ ውስን፡ ተክሲ፡ እየገኛም።

ጀን

የቴ፡ ወንድም፡ እሱኑ፡ እገጥህ፡ ተሸ
ክጧ፡ ጥሬከን።

ክበደ

ስንት፡ ተሸግጧዎቻ፡ ትፈከገኛሁ?
ጫሬ

ሁከት፡ ይበቃኩ። ለቀረውን፡ እኛ፡

በጃችን፡ እናንጠክጥክዋኩን።

በዚህ፡ ሳንን፡ ውስን፡ ያኩው፡ ነገር፡

ተሰገራ፡ ስከሆነ፡ ተጠንቅቀ

ህ፡ ተሸገመው።

ጫሬ

ሀቀውን፡ እውርድና፡ ክጠገግ፡ ገር

ን፡ እስቀምጠው።

ጀን

ስንት፡ ከጠፈካችሁ?

ተሸግጧ

በጠቅካካው፡ ሁከት፡ ገር፡ ክሃም

ሳ፡ ሳንቲም፡ ነው።

ጥያቄዎች፡ መልስ

ጥያቄ	መልስ
ደግሞ ሰው ነው፤ ያህንኑ ማንን፤ ነገር? C?	የወቅቱ ስለሚገኝ፤ ስለሚገኝ፤ ስለሚገኝ፤ ነገር C::
ከገንዘብ፤ ማድረግ፤ ስለሚገኝ፤ ነገር ከ፡ በኋላ፤ ምን፤ ነገር?	ማድረግ፤ ስለሚገኝ፤ ነገር፤ ነገር፤
በጥገና፤ ስለሚገኝ፤ ስለሚገኝ፤ ነገር ፈጠራ፤ የሚገኝ፤ ስለሚገኝ፤ ነገር?	የጥገና፤ ስለሚገኝ፤ ነገር፤ ነገር፤
ፈጠራ፤ ስለሚገኝ፤ ስለሚገኝ፤ ነገር ሰው፤ ስለሚገኝ፤ ስለሚገኝ፤ ነገር ይ?	ከዎ፤ ስለሚገኝ፤ ስለሚገኝ፤ ነገር፤
ገንዘብ፤ የሚገኝ፤ ስለሚገኝ፤ ነገር የገንዘብ፤ ስለሚገኝ፤ ነገር?	ከዎ፤ ስለሚገኝ፤ ነገር፤ ነገር፤
በጥገና፤ ስለሚገኝ፤ ስለሚገኝ፤ ነገር ነገር፤ ስለሚገኝ፤ ነገር?	በጥገና፤ ስለሚገኝ፤ ስለሚገኝ፤ ነገር፤ ነገር፤ ማን፤ ስለሚገኝ፤ ስለሚገኝ፤ ነገር፤ ከገንዘብ፤ ስለሚገኝ፤ ነገር፤
ከገንዘብ፤ ስለሚገኝ፤ ስለሚገኝ፤ ነገር በሰው፤ ስለሚገኝ፤ ነገር?	በሰው፤ ስለሚገኝ፤ ስለሚገኝ፤ ነገር፤ ነገር፤ ማን፤ ስለሚገኝ፤ ስለሚገኝ፤ ነገር፤
በሰው፤ ስለሚገኝ፤ ስለሚገኝ፤ ነገር?	የሰው፤ ስለሚገኝ፤ ስለሚገኝ፤ ነገር፤ ነገር፤ ነገር፤
የገንዘብ፤ ስለሚገኝ፤ ስለሚገኝ፤ ነገር ከሰው፤ ስለሚገኝ፤ ነገር?	ከገንዘብ፤ ስለሚገኝ፤ ስለሚገኝ፤ ነገር፤ ነገር፤ ነገር፤ ነገር፤
ሰው፤ ስለሚገኝ፤ ስለሚገኝ፤ ነገር አድርጎታል፤ ነገር?	መንገድ፤ ስለሚገኝ፤ ስለሚገኝ፤ ነገር፤ ነገር፤ በሰው፤ ስለሚገኝ፤ ነገር፤

ጥያቄ

መልስ

መኪናህን? የትኛው፣ ጋራሽ፣ ውስጥ፡

ገንቱ፣ ቤት፣ ክጠገላ፣ ገራሙ፣ ጋራሽ፡

ክስገላገላህ፣ ትሄዳለህ?

ውስጥ፣ ክስገላገላት፣ ትሄዳለሁ።

ካሳካፊው፣ ስንት፣ ጎንቲም፣ ጉርሻ፣ ስ

ክሥራ፣ ክምስት፣ ጎንቲም፣ ስጠሁ

ጠኝው?

ት።

ጉንፋን፣ ሲቆዝህ፣ ምን፣ ተደርጋለህ?

ወደ፣ ሐገገም፣ ቤት፣ ትሄዳለሁ።

ከሙ፣ በየጊዜው፣ ክየመጣ፣ ቆገጠኛ

ክዎ፣ ሁከጊዜ፣ ሐሙስ፣ ሐሙስ፡

ኛኋሉ?

ክየመጣ፣ ቆገጠኛናሉ።

ብድሩን፣ መቼ፣ ትገፍክኛለህ?

ክሁድ፣ ክገፍክላለሁ።

ክመቤትህ፣ ነጭግ፣ ብሉ፣ ነገር፣ መግዛ

ክዎ፣ መግዛት፣ ትፈጠራለህ።

ት፣ ትፈጠራለህ?

ክዚህ፣ ክገር፣ የመጣኝው፣ የኢጥኖ

የከም፣ የመሐንዲስነት፣ ትምህርት፡

ሚ፣ ትምህርት፣ ከመማር፣ ነው?

ከመማር፣ ነው።

ዳቦና፣ ጥሰታ፣ ሹታ፣ ከመጠካት፣ ትፈጠ

ክንጄጌ፣ በወጥ፣ ክንጄጌ፣ ጌካ፣ ክጠፈጠግ

ጋለህ?

ም።

ክገፍክላለሁ፣ ያልኝውን፣ ገንዘብ፣ ከገ

ወዳጌት፣ ክገፍክላለሁ፣ ክንጄጌ፣ ነዚህ፡

ከሱቁ፣ ክፈጠራለሁ?

ቤት፣ ክጠፈጠሁትም።

ክህትህ፣ ወደ፣ ቤትዎ፣ የሄድኛው፣ በክ

የከም፣ በከሙ፣ መኪና፣ ነው።

ግርዎ፣ ነው?

ከቁርስ፣ ክንቁካጭ፣ የበኩ፣ ክነማን፣

ከሙ፣ ክነውንደምቼ፣ ነው።

ናቸው?

ዛሬ፣ ጥዋት፣ ክርሻው፣ ውስጥ፣ ምን፣

ክበገዎቻና፣ ዛሬኛ፣ ቆተክኩ፣ ነበር።

ቆሠህ፣ ነበር?

ጥያቄ	መልስ
ኪትዮድያ፡ ውስጥ፡ ነጥፍ ተኛው፡ ተራ ሌ፡ ማን፡ ይገኛል?	ሌላ፡ ዳገን፡ ይገኛል።
ቀን፡ ነገሥት፡ ማየት፡ ይቻላል?	የሌላው፡ ክብር ከሌላው።
ከዚህ፡ ክፍለ-መድረክ፡ ውስጥ፡ ነጥፍ ተኛ፡ ጉዳይ ህርት፡ ለት፡ ክስ?	ክፍለ-መድረክ፡ ነጥፍ ተኛ፡ ጉዳይ ህርት፡ ለት፡ ክስ።
ዛሬ፡ ቀጠሮህ፡ ክፍለ-መድረክ፡ ጋር፡ ነው?	ክፍለ-መድረክ፡ ቆይታ፡ ከጋር፡ ጋር፡ ነው።
መሥሪያ ስራቸው፡ ለካ፡ ቅርንጫፍ፡ ክስው?	ክፍለ-መድረክ፡ ቅርንጫፍ፡ ክስው፡ ክፍለ-መድረክ፡ ውስጥ፡ ክስው።
ብቻህን፡ ወደ፡ ጋር፡ መሄድና፡ ክስ ክፍለ-መድረክ፡ ማጠጣት፡ ትችላለህ?	ክፍለ-መድረክ፡ ክፍለ-መድረክ፡ ለጋር፡ ክፍለ-መድረክ።
ገንዘብና፡ ገንዘብ ስራቸውን፡ ክስ ክፍለ-መድረክ ወደገርህ፡ ትገኛለህ?	የሌላው፡ ብቻህን፡ ክፍለ-መድረክ፡ ክፍለ-መድረክ።
ከጋር፡ ብቻህን፡ ያለው፡ መሥሪያ፡ የማን ነው?	የሌላው፡ ይመስላል።
ብቻህን፡ ለቅጣት፡ መሥሪያ፡ ትችላለህ?	ክፍለ-መድረክ፡ ክፍለ-መድረክ፡ የሥራ ስራ፡ ብቻህን ነ፡ ነው።
የመሥሪያውን፡ ሥራ፡ ብቻህን፡ ክስ ክፍለ-መድረክ ሌላ?	ክፍለ-መድረክ፡ ሌላው፡ ብቻህን፡ ክፍለ-መድረክ።
ሁሉን፡ ክፍለ-መድረክ፡ ካለ፡ ብቻህን፡ ክፍለ-መድረክ ክፍለ-መድረክ?	ክፍለ-መድረክ፡ ክፍለ-መድረክ።
ጠረጴዛውን፡ ብቻህን፡ ክፍለ-መድረክ፡ ካለ፡ መሥሪያ፡ ትችላለህ?	ክፍለ-መድረክ፡ ክፍለ-መድረክ።

ጥያቄ	መልስ
ክዚያ፡ ትጠቅ፡ ለጎጥ፡ ውስጥ፡ የሞትኖ ፋ፡ ላቻቻሁን፡ ነው?	ክዖ፡ ላቻቻንን፡ ነው።
ክሲኒማ፡ ለጎጥ፡ የሃይ፡ ላቻዎን፡ ነበር?	የከሞ፡ ክጠጥ፡ ጋር፡ ነበርኩ።
ላቻዎን፡ መኖር፡ የሞት፡ ሌላግ፡ ከሞን ድን፡ ነው?	ክካውቅም።
ላቻህን፡ ክንድ፡ ጠርሙስ፡ ክረቁ፡ መጠጣት፡ ትቻካካህ?	የከሞ፡ ክጠጥ፡ ከሞ።
ሠራህን፡ ላቻህን፡ ጂምረህ፡ ላቻህ ን፡ ጠረክኩሁ?	የከሞ፡ ወንድሜ፡ ረዳኝ።

ድርሰት

ክዖ፡ የሐንገሩ፡ ወቅደር፡ ማሪ፡ የመከራኛው፡ ገጣሚ፡ ክስገገኛዎች
ቸው፡ ድረስ፡ ወዳንድ፡ ሆተር፡ ሂደው፡ ማደር፡ ፈከ።

ገዋሽ፡ ክተማ፡ ውስጥ፡ የሚያውቁት፡ ሰው፡ ክዖ፡ ክጠጥ፡ ላቻ፡ ሰከሆ
ኛ፡ ወደ፡ ሆተር፡ ክንድወሰዳቸው፡ ጠየቁት። ክዖ፡ ክጠጥ፡ ክሁኑ፡ የተሻኩ፡
ሆተር፡ ፈጠራ፡ ሰከገገ፡ ወደዚያ፡ ቆይቶው፡ ሂደ።

በክተማው፡ ውስጥ፡ ታክሶ፡ ሰከገገ፡ ሰከገገ፡ ሰከገገ፡ በሁከት፡ ተሸገገ፡
ክስገገኛዎች፡ ወደ፡ ሆተር፡ ድረስ።

ክሆተር፡ ክንድድረስ፡ የተሸገገው፡ ገደ፡ ክተሸገገ፡ ገደ፡ ክጠጥ፡
ሰከገገ፡ ክጠጥ፡ ገደ፡ ክስገገኛዎች። ክከቶን፡ ክዚያ፡ ክድረው፡ በማግ
ስቶ፡ ወደ፡ ክድረስ፡ ክጠጥ፡ ተመክሶ።

ጥያቄዎች

ከቶ. ሉሐንሰና፡ ወይዘሮ፡ ማሪ፡ ከምን፡ እሆቴሉ፡ እደፋ?

እዋሽ፡ ነገላማ፡ ውስጥ፡ የሚያውቁት፡ ሰው፡ ማን፡ ነው?

እቶ፡ ነገላማ፡ ወይት፡ ወስዳቸው?

በነገላማው፡ ውስጥ፡ ታክሶ፡ እኮ?

ሀቀቸው፡ እንዴት፡ ወይ፡ ሆቴሉ፡ እደረሱት?

ከተሸገገሚዎች፡ ምን፡ ነገላማቸው?

ሀቀቸውን፡ የት፡ እስቀመጡት?

በማግሰቱ፡ ወይት፡ ሄዱ?

በመኪና፡ መጓዝ፡ ትወዳህ፡ ወይስ፡ በገሉሮ፡

መጓዝ፡ ትወዳህ?

ሠካሳ፡ ሁከተኛ፡ ትምህርት

ንግግር

ሜሪ

እቤት፡ ውስጥ፡ እንዴት፡ ያለም፡ ነው። እ

ገንዘብ። ውጭው ማ፡ እሳት፡ እቅድ

ከም፡ እንዴት።

ክብደ

ምን፡ እቅተው። እንዴት፡ የሚያቀጥ

ከባት፡ ወሬት፡ ገና፡ ቀመጣል።

ሜሪ

ገዢ፡ የሚላለ፡ ጊዜ፡ እኩ፡ ማከትህ፡

ነው?

ክብደ

ባጣም፡ እንዴት።

ሜሪ

ታዲያ፡ ለው፡ እንዴት፡ መኖር፡ ቀጥካ

ል?

ክብደ

ባዚህ፡ ወሬት፡ ውስጥ፡ ሕዝቡ፡ ስሱ፡

ከብሰ፡ መከባባሰ፡ ቀጥሎል።

ሜሪ

ባስሰ፡ ከብሰ፡ ብቻ፡ የሙቀቱን፡ ጊዜ፡

ግሳከታትሰ፡ ደህና፡ ነው። እኔስ።

ክሙሃ፡ ውስጥ፡ የምወጣ፡ እቅድ

ስከጃም።

ክብደ

ከቆዩባት፡ ማናቸውም፡ ነገር፡ ቀከመ

ዳል። ከምሳሌ፡ እኛ፡ ስከጃንተ፡

እገር፡ ገርድ፡ ስናስብ፡ እንዴት፡

እንዴትምትኖሩ፡ ቀገርመናል።

ሜሪ

እውነትም፡ የከምድ፡ ነገር፡ ጎይሆን፡

እቅቀርም። ከመሆኑ፡ ወገው

ስ፡ እንዴት፡ ነው።

ክብደ

እንድ፡ ጊዜ፡ ባጣም፡ መንገድ፡ ነባር፡

ቀካኩ። እሁን፡ ግን፡ ደህና፡ ነው።

ሜሪ

እቶ፡ ክብደ፡ ስከ፡ እርዳታህ፡ ሁኩ፡

ባጣም፡ እናመሰግንሃልን።

ጅን

ምናከገት፡ ወደ፡ እዲስ፡ ከባጣ፡ ብቅ፡

የምትል፡ እንዴሆን፡ እድራሻችን፡

እሚሪግን፡ እምገሰ፡ ነው።

ገበይ

ጅን

በቅርብ፡ 2ዜ ውስጥ፡ አመራር፡ ክስ
ገኘሁና፡ እንደደረሰሁ፡ እጠቀም
ኝኋሁ።

እንደተረጎ። በሌላ ጊዜ፡ ጠፍ፡ ቆይታ
ገኝ።

ገበይ

መከፈጥ፡ ጉዞ።

ጥያቄና መልስ

ገበይ፡ ዛሬ፡ የመጣ ጉዳይህን፡ የት፡
ያርፋህ?

አደጋ፡ ሆኖ፡ ኢያርፍ፡ ቆይታ።

ገንዘብህ፡ ወደ፡ አዳጊነት፡ የሄደ፡
እንደሆነ፡ ስንት፡ ዓመት፡ ከቆ
የ፡ ይፈጠራል?

ሦስት፡ ዓመት፡ ይህ፡ ነው።

እገብር፡ ጠቢቅ፡ ለገንዘብ፡ ያጠፋሁ፡
እንደሆነ፡ የት፡ ተገኝቶታለሁ?

ወደ፡ ገብጦ፡ መመከር፡ ከሌለን።

ፈረንሳይኛ፡ የተማሩ፡ እንደሆን፡ ወ
ደ፡ ፈረንሳይ፡ አገር፡ መሄድ፡ የ
ችካሉ?

አዎ፡ ገንደ፡ ወር፡ ውስጥ፡ መሄድ፡
እችካለሁ።

መገናኛ፡ ጥሩ፡ የሆነች፡ እንደሆነ፡ ት
ገዛታለህ?

አዎ፡ እገዛታለሁ።

እንግዲህ፡ ስንገርህ፡ የጠቀህ፡ እን
ደሆን፡ ትንግረዋለህ?

አዎ፡ እንግርሃለሁ።

ጥሩን፡ ገንዘብ፡ የምትፈጠሩ፡ እንደሆን፡
ገንዘብ፡ ትሰጣታለህ?

የአዎ፡ እሰጣለሁ።

ጥያቄ

መልስ

ገንዘብ? ትንፋሳይ፣ እንደሆን? ትጠ
ቀቀቀህ?

ከዎ፣ ልጠቀቀኝ፣ አፈላጊነትህ።

ሌትዬዎ፣ ሌትን፣ ትንጠቀ፣ እንደሆን?
ጠቀቀኝ?

ከዎ፣ ልጠቀቀኝ፣ አፈላጊነትህ።

ነገ፣ ጠላቅ፣ ጠፏኝ፣ የመጣሁ፣ እንደ
ሆን? ነገራዬን፣ ከነግሩኝ፣ ይቻላ
ኩ?

ከዎ፣ አነግርሃለሁ።

እነዚህ፣ ሰዎች፣ የመጡ፣ እንደሆን?
ትነግሩኝ?

ከዎ፣ አነግርሃለሁ።

መገናኛው፣ የቆሸሸ፣ እንደሆን? ታጥጠ
ዋለህ?

ከዎ፣ አንገደሁ።

መግቢያው፣ ስትህን፣ የከወጥህ፣ እንደ
ሆን? እድሉን፣ እድሉን፣ ትነግሩ
ናለህ?

ከዎ፣ አነግራኝኋለሁ።

እድሉ፣ ልብሉ፣ የገዛህ፣ እንደሆን? ክሮ
ገደብ? ከድህረገ፣ ትሰጠህ?

ከዎ፣ አሰጠሁ።

መጠኑን፣ የጸኑ፣ እንደሆን? ታውቃ
ለህ?

ከዎ፣ አውቃለሁ።

ሌትዬዎ፣ ማረፊያ፣ ሌት፣ ተቻቻ፣ እንደ
ሆን? ታውቃለህ?

የከዎ፣ አነገራቸዎልኩ።

መሥሪያው፣ ሌትን፣ ጠሁኩን፣ ሰዎች፣ የ
ዘጋው፣ እንደሆን? ማን? ያውቃ
ለህ?

ነገኛ፣ ማንም፣ አያውቅም።

ጥያቄ

መልስ

መድኃኒት፡ ሆሃሃ፡ አንድሆን፡ ነገ፡

አዎ፡ አገዛክሁ።

ሉቅ፡ ትገዛክህ?

መታወቂያ፡ ወረቀት፡ ያክኛ፡ አንድሆን

አዎ፡ የፈኮግኛውን፡ ጥንቅ፡ መመንዘ

ን፡ ጥንቅ፡ መመንዘር፡ አንቸካክሁ?

ር፡ ትቸካክህ።

ከሚ፡ አባት፡ ገብቶ፡ አንድሆን፡ ታው

የከም፡ ከኖሁቅም።

ቀካኛሁ?

ንጉሠ፡ ነገሥቱ፡ ንግግር፡ ያደርጉ፡ አን

የከም፡ ከካሁቅም።

ድሆን፡ ታውቀክህ?

ሚስጥሪ፡ ምሥጢሩን፡ ታውቅ፡ አንድ

የከም፡ ከከጠየቅኋችኛል።

ሆን፡ ጠየቅህ?

ቤቱ፡ ምቅ፡ አንድሆን፡ አየኸው?

የከም፡ ከካሁቅም።

ሰቃይን፡ ከንጠኮንከው፡ የመጡ፡ አን

የከም፡ ከካሁቅም።

ድሆን፡ ታውቀክህ?

መድሐኑን፡ ነመድሐፍ፡ ቤት፡ መግዛት

አዎ፡ መግዛቱ ነው።

ይ፡ ነው?

ወጡን፡ በዘየት፡ መሥራትህ፡ ነበር?

አዎ፡ መሥራቱ ነበር።

ከሁን፡ ዝናብ፡ መዝናብ፡ ነው?

አዎ፡ መዝናብ ነው።

ከቤቱ፡ ዘጠፍ፡ ዘጠኝ፡ ብር፡ መክፈካ

አዎ፡ መክፈካቸው ነበር።

ቸው፡ ነበር?

ሰቃይን፡ ከሁን፡ መጫናቸው፡ ነበር?

አዎ፡ መጫናቸው ነበር።

ከከሚ፡ ሲመጡ፡ አንተ፡ የመኪናህን፡

የከም፡ ማስከፋቱ፡ ከከነበረም።

ገጠሙ፡ ማስከፋቱ ነበር?

ጥያቄ

መልስ

እንተ፡ ነገሮችህ፡ ጋር፡ ስትጫወት፡ ገላጭት

እኔ፡ ጋር፡ መጫወት፡ ነበር።

ይ፡ ምን፡ መሥራትዎ፡ ነበር?

እኛ፡ ሶሐንስ፡ ስናገኛው፡ ወዳገ፡

እዎ፡ መጊዙ፡ ቆመሰከኛል።

መጊዙ፡ ነበር?

ዛሬ፡ ነገሮች፡ ገንዘብ፡ መጠይቅህ፡ ነው?

እዎን፡ መጠይቅህ፡ ነው።

ስንቀቸሁን? ቆዛቸሁ፡ ከሸርሸር፡ መሄ

እዎ፡ መሄዳቸን፡ ነው።

ዳቸሁ፡ ነው?

ከትምህርት፡ ገንዘብ፡ ነገርገጥሁት፡

እዎን፡ መቀበሉ፡ ነው።

መቀበሉ፡ ነው?

እንተ፡ ነገሮች፡ ስትወጣ፡ እሱ፡ መግ

የእዎ፡ እሱም፡ መውጣት፡ ነበር።

ገቱ፡ ነበር?

እናንተ፡ ስትነሱ፡ እሷ፡ መቀመጥዎ፡

እዎ፡ መቀመጥዎ፡ ነበር።

ነበር?

እሁን፡ መከያዎቻህ፡ ነበር?

እዎ፡ መከያዎቻችን፡ ነበር።

እኛ፡ ወደ፡ ሥራ፡ ስንሄድ፡ እሱ፡ ነገሩ፡

ነገሩ፡ ቆመሰከኛል።

መምጣት፡ ነበር?

ጥፋት፡ ዛሬ፡ ጥዎት፡ ጠወንዝ፡ ከጠገ

መንሸርሸርዎ፡ ነበር።

ብ፡ ምን፡ መሥራትዎ፡ ነበር?

ሶሐንስ፡ መድሐኑን፡ ካማርኛ፡ ወደ፡

እዎ፡ መተርጎሙ፡ ነው።

እንግሊዝኛ፡ መተርጎሙ፡ ነው?

ካምገሳዬቸሁ፡ ጋር፡ መተዋወ

እዎ፡ መተዋወቀችን፡ ነበር።

ቀቸሁ፡ ነበር?

ጥያቄ

መልስ

ወደ ወንዝ፣ ስንመጣ፣ ምን ማድረጋች

መዋጥተንን ነበር።

ሁ ነበር?

ወደ ገቡር፣ ጣቢያ፣ መሄዳችሁ ነበር?

ከዎ፣ መሄዳችን ነበር።

ጥብብ፣ ሥጋ፣ መብላታችሁ ነው?

ከዎ፣ መብላታችን ነው።

ክወደዘር፣ ጥፋት፣ ጋር፣ መዋጥተን

ከዎ፣ መዋጥተንን ነው።

ሁ ነው?

ወረቀቶች፣ ከወጭ፣ ጉዳይ፣ ማድረግ

ከዎን ላይ መስጠታችን ነው።

መስጠታችሁ ነው?

የኮትቶኒያ፣ ወደዘዘርት፣ ወደ ክላ

ከዎን መምጣታችሁ ነው።

ጌጣ፣ መምጣታችሁ ነው?

የዛሬ ሳምንት ወደ ወጭ ክገር

ከዎ፣ መሄዳችን ነው።

መሄዳችሁ ነው?

ሰቆችሁን፣ አመክሮው ካቆ መጫና

ከዎ፣ መጫናችን ነው።

ችሁ ነው?

ድርሰት

ነገራት፣ ክንድ፣ ቀን፣ ክቶ፣ ጅን፣ ገሰጠን፣ ወደዘር፣ ማሪያ፣ ቀዝ፣ ወደ ክዎ ሸ፣ ሄደ። ክዎሽ፣ እንደደረሱ፣ የቶ፣ ጅን፣ የመክሮው፣ ጎማ፣ ስህጊናደባት፣ ወደ ክድስ፣ ክባግ፣ ተመልሰው፣ መሄድ፣ ክኮቻኩም።

የመክሮውን፣ ጎማ፣ ከማሳደስ፣ ገራሽ፣ ሲፈጠግ፣ እንደገጠሙ፣ ክቶ፣ ክባደም፣ ስህጊናደባት፣ የጎማ ማደሻ፣ ባታ፣ ጠየቀው። ክቶ፣ ክባደም፣ ጠገ፣ ቅን፣ ሰው፣ ስህጊናደባት፣ የጎማ ማደሻ፣ ባታ፣ ፈጠገ፣ ጎማውን፣ እንደታደሰ፣ ክድረገሰት።

ጊዜው፡ በጣም፡ ሙቀት፡ ነመሆኑ፡ የተነሳ፡ ወቅደሮ፡ ማሪና፡ ከቶ፡ ጅን፡
 በጣም፡ ስከዳ ነጣቸው፡ ከዋሽ፡ ሙስጥ፡ ከማደር፡ ቆረጡ።
 ካገኙ፡ እንግዳ፡ ስከሆኑ፡ ከቶ፡ ነበደ፡ ዕቃቸውን፡ በተሸገሙ፡ ከስፋዝ፡
 ወደ፡ ከንድ፡ ዳህና፡ ሆተሪ፡ መራቸው።
 ከሆቲሉ፡ እንደደረሱ፡ ተሸገሙ፡ ዕቃቸውን፡ ወደ፡ ክፍላቸው፡ ከስገብቶ፡
 የተሸገመበትን፡ ዋጋ፡ ተቀብሎ፡ ወደ፡ ቤቱ፡ ሄደ።
 ከቶ፡ ጅንና፡ ወቅደሮ፡ ማሪ፡ ገቶ፡ ነበደ፡ ጋር፡ ጥቂት፡ ነጥብጋገ፡ በጁካ፡
 ከቶ፡ ነበደ፡ ተሰናብቶ፡ ወደ፡ ቤቱ፡ መሄድ፡ ፈከገ።
 ከነሱም፡ ስከዳ ሊገካቸው፡ መጠንጠን፡ እርዳታ፡ ካመሰገኑት፡ በጁካ፡
 ወደ፡ ከደስ፡ ከበገ፡ ሲመጣ፡ እንደጠቆቃቸው፡ ከደራሻቸውን፡ ሰጡት። ከሱ
 ም፡ ከደራሻቸውን፡ ተቀብሎ፡ ተሰገብቶው፡ ተከፈደ።

ጥያቄዎች

- ተሸገሞች፡ የገገዶችን፡ ዕቃ፡ የት፡ ከስገቡ?
- ከቶ፡ ነበደ፡ ተሸገሞቹን፡ ነገሩ፡ ክመጣቸው?
- ከቶ፡ ነበደና፡ ከቶ፡ ጅን፡ የት፡ ተቀወቀ?
- ወቅደሮ፡ ማሪና፡ ከቶ፡ ጅን፡ ወደት፡ ቆሃደ፡ ነበር?
- ከቶ፡ ነበደ፡ ነመሄደ፡ ባሬት፡ ገቶ፡ የሐንሰ፡ ጋር፡ ምን፡
 ተነጋገረ?
- ከቶ፡ የሐንሰና፡ ወቅደሮ፡ ማሪ፡ ከምን፡ ወደ፡ ከደስ፡
 ከበገ፡ መመከሱ፡ ክፍቻሉም?

ሠካሳ፡ ሦስተኛ፡ ትምህርት

ንግግር

ክብር

ጤና፡ ያስገኛልኝ፡ ጌታዬ። ስሜ፡ ክብር፡
ያገኛልኝ?

ዓሰሙ

ጤና፡ ያስገኛልኝ፡ ከኛ፡ ክብር። ስሜ፡
ዓሰሙ፡ ነው?

ክብር

መከንኛል። ከኛ፡ ዓሰሙ፡ ምን፡ ነድ
ርግኛልኝ?

ዓሰሙ

እንደምመከኑት፡ ሰቃዎቼ፡ ሁሉ፡
በጣም፡ ውድ፡ ይመስሉኛል። ነገር፡
ግን፡ መጠየቅ፡ እየነገሩም።

ክብር

በውነት፡ ውድ፡ እየደከሁም። ገዛ፡ ስ
ዎቼ፡ እርግጥ፡ ነው፡ እየደከሁ፡ ጓደኛ
ቻቸውን፡ ወደኛ፡ ሱቅ፡ ይሰጡዎቻቸው
ዋሉ።

ዓሰሙ

ካዲስ፡ ሌት፡ የሚያስፈልገው፡ ገዛ፡ ሰቃ
ዎቼ፡ አመጣዛት፡ ስለምፈልግ፡ በዚ

ህ፡ ወረቀት፡ ካይ፡ ዘርዘራዎቻቸው።
ክብር

ክስተ፡ ሌሰዎ፡ የሚፈልጉትን፡ ሰቃ፡
ክወቀውና፡ ስለሚገኝውና፡ ስለሚቀሩ
ቶ፡ እንደገርገርገጥተኩን።

ዓሰሙ

እኔ፡ ሌሌ፡ የምፈልገው፡ ነዚህ፡ የሚ
ቀጥሎትን፡ ሰቃዎቼ፡ ነው። የገጠሁ፡
ሰብ፡ ክስጋ፡ ነገሩ፡ ገንጠሎችና፡ ገንጠ
ሌሎ፡ ሁሉን፡ ትንገሮች፡ ክስጋዎ
ቸው፡ ነገሩ፡ ገንጠሎችና፡ ነገሩ፡ ሌ
ላቸው። ከኛ፡ ሰፊ፡ የምገባ፡
ጠረጴዛ፡ ገንጠሎች፡ ወንጌሎች፡
ጋር።

ክሌት፡ ጭቆናዎች።
ጌታ፡ ያላቸው፡ የጠረጴዛ፡ መጠሪያዎች።

ክብር

መከንኛል። መጀመሪያ፡ ክስጋዎቼ
ን፡ ካሳዩዎቼ።

ዓከው

ክበብ

እሺ፣ እንደሁም፣ እሌት፣ ሥራጅሌ፣
መላር ከሻዎች፣ ያስፈልገኛል።

ክዎን፣ ሳያስፈልገውት፣ እየቀሩም።
የሆነው፣ ሆኖ፣ በፎ፣ ሉቆ፣ ውስጥ፣
እየገኘም፣ ነገር፣ ግን፣ እናቶ፣ ክብ
ዲ፣ ሉቆ፣ ማግኘት፣ ይቻላል።

ጥያቄና መሰከር

ጥያቄ

መሰከር

ወደ፣ እዲስ፣ ክበባ፣ ከመሃዳችን፣ በሬ
ት፣ ከሚገኝ፣ የምናገኘው፣ ይመሰከሩ
ሃል?

ምናልባት፣ ሳታገኙት፣ እንቅፋትም።

እዚህ፣ ከተማ፣ ውስጥ፣ ወገ-ያኩ-ያ
መሰከሩሃል?

ክዎ፣ ሳይኖር፣ እየቀርም።

እንገትህ፣ ከትምህርት፣ ለቶ፣ እርዳታ፣
ከመሰጠት፣ ቆይተዎት?

ክዎን፣ ሳይቆይሙ፣ እንቅፋትም።

ሰቃውን፣ ከመኪናው፣ ካቶ፣ እወረድ
ት?

ሳያወርዱት፣ እንቅፋትም።

እናቶን፣ ከሚገኝ፣ እመጣከሁ፣ ብሎ፣
ሳይመጣ፣ ቀረ?

የከም፣ እንቅፋትም።

እንመጣከን፣ ካኩ፣ ሳይመጡ፣ ይቀራ
ኩ?

ካንድ፣ ለዳት፣ በኋላ፣ ሳይመጡ፣ እቆ
ቀሩም።

በዚህ፣ ዓመት፣ ስኬት፣ መገኘት፣ ሳት
ጠቀሱት፣ ትቀራኩን?

ምናልባት፣ ሳትጠቀሱት፣ እንቅፋትም።

ጥያቄ

መልስ

ክስላጣን፡ ወንድሚን፡ ጎንጠቂቶ፡
ቀረጽ?

የጠየቀች፡ ክብር መስጠትም።

ክላሳጣን፡ ውስጥ፡ ለት፡ ውድ፡ ነው?

አዎ፡ ውድ፡ ጎብኝን፡ ክብርም።

ወንድምህ፡ እንዴት፡ ውስጥ፡ ነው?

አዎ፡ ጎብኝን፡ ክብርም።

ውሻውን፡ ሐገም፡ ለት፡ ወሰኛቸውት?

ክስላጣን፡ ጎንጠቂው፡ ክስቀረጽም።

ያቺ፡ ለት፡ ሁከት፡ እንዴትሁ፡ ት
መጣህች?

አዎ፡ ሁከት፡ ጊዜ፡ ጎንጠባ፡ ክስቀረ
ጽም።

ክላሳጣን፡ ሰውዬ፡ ሐገም፡ ለት፡
መጥቶ፡ ነበር?

ትናንት፡ ነገሰት፡ ለጌት፡ ጎብጠው፡
ክስቀረም።

ክስቀላጣን፡ ምን፡ ዓይነት፡ መጠን፡
ይጠጣሉ?

ጠጅ፡ ጎብጠው፡ ክብርም።

መንገድ፡ የት፡ እንዴትሁ፡ ታወቀህ
ህ?

ገቡር፡ ጣሊያ፡ ጎንጠባ፡ ክትቀርም።

ፈረሱ፡ ወድ፡ ወንድ፡ ለምን፡ ሄደ?

ውሃ፡ ጎብጠው፡ ክስቀረም።

ክርህገ፡ ወረቀት፡ ለምን፡ ገዛ?

ገንዘብ፡ ጎንጠባ፡ ክስቀረም።

ክጎንጠባውን፡ ከጣሊያ፡ ጠጅቶ፡ እንዴት፡
ሄደ?

ክጎንጠባው፡ መንገድ፡ ጎብጠው፡ ክስ
ቀረም።

ክህንገህ፡ ለምን፡ የጎንጠባው፡ ወሰ
ደች?

ጎንጠባው፡ ክስቀረጽም።

ክጎንጠባው፡ ወድ፡ ከጎንጠባው፡ መሃድ
ና፡ ጣሊያው፡ ትጠጣሉ?

አዎ፡ ጎንጠባው፡ ክትቀርም።

የዚህ፡ ሰው፡ ሠጠ፡ ምን፡ ነው?

መሐንገድ፡ ጎንጠባው፡ ክብርም።

ጥያቄ

መልስ

እቤት፡ ውስጥ፡ ያከው፡ ሰው፡ ማን፡

ቀጋገኝ፡ ጎይሆን፡ ክይቀርግ።

ነው?

የውጭ፡ ጉዳይ፡ ማረከት፡ የሰጠቸውን፡

ጎይገጥ፡ ፈጥ፡ ክይቀርግ።

ገንዘብ፡ ምን፡ ክይረገጥ?

የኛ፡ ትምህርት፡ ቤት፡ ተማሪዎች፡ የ

ሲረገጡ፡ ቤት፡ ጎይሆን፡ ክይቀርግ።

ት፡ ሃይ?

የገዛችን፡ መኪና፡ ቀከም፡ ምን፡ ሳቀ

ሰማያዊ፡ ጎይሆን፡ ክይቀርግ።

ነት፡ ነው?

ዐይ፡ ቤት፡ ክርስቲያን፡ በሰንጠረዥ፡ ሰዓት፡

በክሬት፡ ሰዓት፡ ጎይሆን፡ ክይቀርግ።

ይሄዳሉ?

ጎቃውን፡ እቤት፡ ውስጥ፡ ማን፡ ክገባው?

ሠጠኞች፡ ጎይሆን፡ ክይቀርግ።

ከሌትዬዎ፡ የሰጡዎት፡ ምን፡ ነው?

የክፍር፡ ብር፡ ምን፡ ጎይሆን፡

ክይቀርግ።

ድርሰት

እንድ፡ ቀን፡ ክገባ፡ በሱቅ፡ ውስጥ፡ ጎሳ፡ ዓከው፡ መገና፡ ሌላን፡ ክክገባ፡

ጋር፡ ክከተዋወቀ።

ዓከው፡ ክደሰ፡ ቤት፡ ክከገዛ፡ ቤቱን፡ በከዶ፡ ከዶ፡ ሰቃዎች፡ ኪያገጠው፡

ፈከገ። የቤት፡ ሰቃዎች፡ ብዙ፡ ጊዜ፡ በገገም፡ ውድ፡ ናቸው። ግን፡ ነይን፡ ስክ

ሚያስደስቱና፡ ብዙ፡ ጥቅም፡ ስክሚሰጡ። ዓከው፡ ክመገዛት፡ ቆረጠ።

ውድ፡ ሱቅ፡ እንደገባ፡ ክሱቅ፡ ገከቤት፡ ካቶ፡ ክገባ፡ የሚፈጠሩት፡

የቃዎች ገርገር፡ ከሳዎው። የቃዎችም፡ ገርገር፡ ፍሬሽ፡ ትሬስ፡ የሌላ፡
 ሰብ፡ ክሬጋ፡ ትገገሽ፡ ክሬጋዎች፡ የምግብ ጠረጴዛ፡ ስድስት፡ ወንበሮች፡
 ክሬት፡ ፎታዎችና፡ ጌጌ፡ የሃቸው፡ የጠረጴዛ፡ መብጫዎች፡ ነገሩ።

ከጎ፡ ዓከሙ፡ ስቃዎችን፡ ክገገ፡ በክገገ፡ ነተመከክተ፡ በኋላ፡ በክገ፡
 ቀን፡ መገን፡ የሌት፡ ስቃዎችን፡ ከመግዛት፡ ተከማምጥ፡ ወደ፡ ሌት፡ ተመ
 ከሰ።

ጥያቄዎች

- ክበብ፡ የት፡ ነበር?
- ዓከሙ፡ የት፡ ሂደት?
- ዓከሙ፡ ከምን፡ የሌት፡ ስቃዎች፡ ከመግዛት፡ ፈክ?
- የሌት፡ ስቃዎች፡ ወደ፡ ናቸው?
- የሌት፡ ስቃዎች፡ የሚሰጡት፡ ጥቅም፡ ምንድን፡ ነው?
- ከጎ፡ ዓከሙ፡ ከጎ፡ ክበብ፡ ምን፡ ከሳዎው?
- የስቃዎችን፡ ገርገር፡ ያፍ።
- ከጎ፡ ዓከሙ፡ ስቃዎችን፡ ገብገዛ፡ ከምን፡ ተመከሰ?
- ምን፡ ዓይነት፡ የሌት፡ ስቃዎች፡ ከመግዛት፡ ቆሬክጋኩ?
- ምን፡ ዓይነት፡ የሌት፡ ስቃዎች፡ ክገገ፡ ናህ፡ ትሬስጋኩ?

ሠካሳ፡ ስጠታና፡ ትምህርት

ንግግር

ዓለሙ

እስቲ፡ እኩጋውን፡ እንየው?

እንበ

ቀሪ፡ እኩጋ፡ እዲስና፡ ዘመናዊ፡ ነ

መሆኑም፡ በካቶ፡ ከከፎ፡ ከፎ፡

የመተካከፍ፡ ጠንግሎ፡ እኩጋ፡

ነው።

እንዲሁም፡ ፍሬሾ፡ በጥንግራው፡ የ

ታወቀና፡ ምቹ፡ ነው።

ዓለሙ

ስካኮጋና፡ ፍሬሾ፡ ጥንግራ፡ ገካውቅም፡

እንዳንጋገርዎ፡ ጥሩ፡ ይመስላል።

እስቲ፡ ስካዋጋው፡ እንጋገርበት።

እንበ

እንደሚመከክቱት፡ ዋጋው፡ እንድ፡ መ

ቶ፡ ሃምሳ፡ የኢትዮጵያ፡ ብር፡

ነው።

ዓለሙ

እንድ፡ መቶ፡ ሃምሳ፡ የኢትዮጵያ፡

ብር፡ ካንድ፡ እኩጋ፡ ውድ፡ ነው።

እርግጠኛውን፡ ዋጋ፡ የገንገላ፡ ከግ

ሃው።

እንበ

ዕቃው፡ በግም፡ ጥሩ፡ ስካሆና፡ ውድ፡

እደደከም። በውነቱ፡ እርካሽ፡

ነው።

ዓለሙ

ምንም፡ እንኳን፡ ብሔራዊ፡ ሊኮና፡

ጥሩ፡ መሰከ፡ ሊታወቅም፡ ካንድ፡

እኩጋ፡ እንድ፡ መቶ፡ ሃምሳ፡ ብር፡

መክፈኩ፡ ካቅሚ፡ በካቶ፡ ነው።

እንበ

በዋጋው፡ የተገደ፡ እየመሰከ፤ም።

የሆነው፡ ሆኖ፡ ደንበኞቹን፡ ማሰ

ደሰት፡ ስካምፈኩ፤ ገንድ፡ መቶ፡

እርግ፡ ብር፡ እሽን፡ ስካዋጋው።

ዓለሙ

እረ፡ እገክዎ፡ እንድ፡ መቶ፡ እርግ፡ ብር፡

የብዛብኛኩ።

እንበ

ከመሆኑ፡ በስንት፡ ከመግዛት፡ ቀፊኩጋ

ኩ?

ዓከመ

ክጠጠ

መቶ፡ ሠካሳ፡ ብር፡ ይበቃዎታል።

በጣም፡ ጉዳት፡ ነው። ሆኖም፡ የወደፊት

ት፡ ይጓጋሉ፡ ስለሚሆኑ፡ ገሉት፡

ዋጋ፡ እሾጥኮዎታሉ።

ጥያቄና፡ መከሰ

ጥያቄ

መከሰ

እንግዲት፡ ገንዘብ፡ ከሰዎች፡ ሰጣጡ?

አዎ። ትንሽ፡ ገንዘብ፡ ሰጣጥተው፡

ሂዱ።

እዚህ፡ እየሆነሁኑ፡ እስከትመጡ፡

በጣም፡ ጥሩ፡ ነው።

ከጠብቃችሁ?

ቡና፡ ደጋግሞ፡ ከጠጣ፡ መተኛት፡ ይች

ከተኛ፡ የሚችሉ፡ ክፍመስኮችም።

ካሉ?

ዕቃቸውን፡ እሆኑ፡ እደገናሰው፡

ወደ፡ ስጊላ፡ ለት፡ ሂዱ።

የት፡ ሂዱ?

ከላይ፡ ጥሩናሽን፡ እየጠጠ፡ ስኩ፡ ከገባች

አዎ። እንደገና፡ ፍጠያዎታል።

ዋ፡ ፍጠያዎታል?

ገንዘብን፡ ከጥፋኩ፡ ከላይ፡ ሰጠው?

ከሁከቱ፡ ልጅቶ፡ ሰጣቸው።

ቤታቸውን፡ ዘጋግተው፡ የት፡ የሂዱ፡

ምናጠግት፡ ወደ፡ እናታቸው፡ ለት፡

የመሰላላሉ?

ሂዱ፡ ፍሆኑ።

መኪናቸውን፡ ከጥፋተው፡ ምን፡

ሁቃውን፡ ያስገገኩ።

የሠጠኩ?

ጥያቄ

መልስ

ምሳቸሁን፡ በካጠታቸሁ፡ ዋና፡ ትሄ
ዳካቸሁ?

እዎን፡ ምናጠጠቶ፡ እንሂድ፡ ይሆናል።

መድሐኔን፡ ፈካጠገህ፡ እገጥሻለሁ?
ገንዘብ፡ ክፍላገላቸው፡ ወሳኪደ፡ ምን
ን፡ ገዛ?

እዎን፡ እገጥሁኝ።
ከቀዎች፡ ገዛ።

እስተማሪው፡ ተማሪዎችን፡ ሲያመለክት
ጋግን፡ እንገረዛለሁ፡ ነገር?

የከም፡ እንገረዛለሁ፡ እስተማሪውም፡

ገንዘብን፡ መመዘኛዎች፡ ከምን፡ ትፈ
ከጋካህ?

ምንገረዛለሁ፡ በጣም፡ እስተማሪውን፡ ነው።

ወንድምችህን፡ እያቆላለሁ፡ ተመለከት
ክ?

እዎ፡ እያቆላለሁ፡ ተመለከት።

ነገሩን፡ ለማምረት፡ የት፡ ሂደት?

ወደ፡ መሥሪያ፡ ቤት፡ ሂደት።

እንገንጠድ፡ የት፡ ሂደት?

ምሳቸሁን፡ በካጠታው፡ ወጡ።

ትንሽ፡ ሠራተኛን፡ ወደ፡ ቤታችን፡ መሄድ፡
እንችላለን?

እዎን፡ ትንሽ፡ ሠራተኛችሁ፡ መሄድ፡
ትችላለሁ።

ሥራውን፡ ጀምሮላለሁ፡ ከምን፡ ተሰማሪ
ነው?

ጊዜ፡ ስከጠጠታችን፡ ነው።

ሥራ፡ መፈካከግ፡ ከጀመርኩ፡ ስንት፡
ጊዜ፡ ሆኗል?

ከንድ፡ ስንትን፡ ሆኗል።

ከሰው፡ ሁለትጊዜ፡ ይጠይቀኛል?

እንዲያው፡ እየመጣጣ፡ ይጠይቀናል።

የገዛችሁን፡ መኪናዎች፡
እቅፋላል?

እዎ፡ እቅፋላለሁ።

ጥያቄ

መልስ

ሰከ፡ ግብግብ፡ ያመሰገንገን፡ ዋጅሁ፡ ሰዎች
ቸ፡ ሰዎ፡ ማጓ፡ ማጓ፡ ይገኛሉ?

እቶ፡ አማኛ፡ ወቆዛሬ፡ ጥፋ ነሽ፡ ይገ
ካሉ።

ሱና፡ ደገግግ፡ የጠጣው፡ ሰውዬ፡ ወጓድ
ግግ፡ ነው?

እዎን፡ ወጓድ ማ፡ ነው።

ሱናህን፡ ጠጣጥ ተህ፡ የቶ፡ ሃይህ፡
ነበር?

መገታ፡ ለቶ፡ ሰከኩ፡ ከደው ስ፡ ነበር።

ከከጅቹ፡ ገንዘብ፡ ሰጣጥቶ፡ ወዳገ፡
ተመከሰ?

እዎን፡ ትናንትና፡ ከሰዓት፡ በኋላ፡
ተመከሰ።

ሁከጊዜ፡ ገንዘብ፡ ትበዳደራ ካችሁ?
አማኛ፡ ገኛለሁ፡ በጣም፡ እንደሚመ
ሰገን፡ ተውቃለህ?

የከግ፡ እንበዳደርግ።
የከግ፡ እካውቅግ።

እንተና፡ ወጓድ ግግ፡ ትተማመናካች
ሁ?

እዎን፡ እንተማመናካች።

እጅቸውን፡ ተጣጥበው፡ ግሰቸውን፡
በሉ?

እዎ፡ ተጣጥበው፡ በሉ።

የሐንሰና፡ ጥፋ ነሽ፡ ገሌና፡ ሚስት፡ ከ
መሆን፡ ይፈቃቀዳሉ?

በውነቱ፡ እካውቅግ።

ጥፋ ነሽና፡ እናትዎ፡ እቦተ፡ ክርሰቲ
ያን፡ ውስጥ፡ ይፈካሉ? ነበር?

እዎ፡ ተፈካሉገው፡ ተገናኙ።

ሰከ፡ ለቶ፡ ክሬዲት፡ ላሌ፡ ትፈጠራላህ
አሁን?

እዎ፡ እፈጠራላሁ።

እስተማሪዎች፡ ገመት፡ ስንት፡ ጊዜ፡
ይገባቸዋል?

እንደ፡ ክሥር፡ ጊዜ፡ ያህሉ፡ ቆገገበዛ
ሉ።

ጥያቄ	መልስ
ከገንዘብ፣ ክንፍ፣ ነገሩን፣ ተገካካይነት ሁ?	ክዎ፣ ተገካካይነት።
ወደ፣ ክሚሪግ፣ የምትሄድበትን፣ ምን ጥያቄ፣ ተጠቃሚነትህ?	የክዎ፣ ገሩ፣ ክስተጠቃሚነትንም።
በስንት፣ ሰዓት፣ አመገናኛነት፣ ተቀጣ ጠፍቷል?	ገሬት፣ ሰዓት፣ ገደማ፣ ነው።
ክባባቤትሽ፣ ጋር፣ ተገናኝሽ?	ክዎ፣ ተገናኝሁ።
ገንዘብን፣ መቼ፣ ተገካካይነትህ?	ካሬ፣ ክሰዓት፣ በኋላ፣ ክንገካካይነት።
አማሩ፣ ሉሐንስ፣ ተቆራርጠው፣ ቆሮሬ ኩ?	የክዎ፣ ተቆራርጠው፣ ቆሮራኩ።
ክንፍ፣ ክህደትህ፣ አምገ፣ ተጨቆ ቸሁ?	ክስ፣ ክደስ፣ ክተማ፣ መኖር፣ ስከሬ አግሁ፣ ነው።
ጥሩነሽ፣ ወንድሚ፣ አምገ፣ ተከፈ ዩ?	ክሱ፣ ወደ፣ ክሚሪግ፣ አመሃድ፣ ስከሬካገ፣ ነው።
አማሩ፣ ክገቱ፣ በጣም፣ ቆመሳሳካ ኩ?	ክዎ፣ በጣም፣ ቆመሳሳካ።
የውጭ፣ ጉዳይ፣ ሚኒስትሩ፣ የትምህርት ሪት፣ ሚኒስትሩ፣ ስከዎን፣ ተነጋ ገሩ?	ስከ፣ ክደስ፣ ክበገ፣ ትምህርት፣ ለት ተነጋገሩ።
ክስማዝ፣ ጥሩነሽ፣ ተሰነገሰክ?	ክዎን፣ ተሰነገሰክ።
ጥሩነሽ፣ ሉሐንስ፣ ምን፣ ተሰጣጡ?	በጣም፣ ጥሩ፣ ስጠሰኝ፣ ተሰጣጡ።
ክገንዘብ፣ ሚኒስትሩ፣ ተዋወቁ?	የክዎ፣ ክስተዋወቁም።

ጥያቄ

መልስ

ከንቀት፡ ወንድምህ፡ ትጠራህኛለህ?

አዎ፡ አንጠራህኛለሁ።

አሳብ፡ ለሐንጎህ፡ ምን፡ ያለጣጣሁ?

ከትኛ፡ ክሬገት፡ ይለጣጣሁ።

ገንዘብ፡ ተመናዛዘራችሁ?

አዎ፡ ተመናዛዘርን።

ክንጥጥ፡ ብዙ፡ ነገር፡ ተሻሻጠ?

አዎ፡ ብዙ፡ ተሻሻጠዋል።

ክሆፋሎ፡ ውስጥ፡ ምን፡ ተገገጠዎታለህ?

ቡና፡ ብቻ፡ ነው።

ተማሪዎች፡ ሌላቸውን፡ ተከግጧል?

የአም፡ ገና፡ ናቸው።

ድርሰት

ከቶ፡ ዓክሙ፡ ክሆዚ፡ በሱቁ፡ ውስጥ፡ ያሉትን፡ ክጠቃሚዎች፡ ሁሉ፡ ከተመከ ከተ፡ በኋላ፡ ክንደኛውን፡ ክጠቃ፡ ከመግዛት፡ ፈክገ። ያህ፡ ክጠቃ፡ ጠንግራ፡ ምን፡ ክመሆኑም፡ በካቶ፡ ክዲስና፡ ዘመናዊ፡ ነበር።

ያጠቃው፡ ዋጋ፡ ክንድ፡ መቶ፡ ሃምሳ፡ ብር፡ ስክንብረና፡ ካቶ፡ ዓክሙ፡ በጣ ም፡ ውድ፡ መሰከሩ፡ ስክተያው፡ በዚህ፡ ዋጋ፡ ከመግዛት፡ ክጠቃ፡ በዋጋው፡ ካቶ፡ ክጠቃ፡ ጋር፡ ከተክሬክ፡ በኋላ፡ ከቶ፡ ዓክሙ፡ ክጠቃውን፡ ገንድ፡ መቶ፡ ሠካሳ፡ ብር፡ ከመግዛት፡ ፈክገ።

በየትም፡ በታ፡ የሀቀው፡ ዓባይን፡ ክዋጋው፡ ጋር፡ የተመሳሰሉ፡ ነው። ሀቀው፡ በጣም፡ ጥሩ፡ ክሆነ፡ ዋጋው፡ በጣም፡ ክፍ፡ ያከ፡ ይሆናል። ሀቀው፡ ዝቅ ተኛ፡ ክሆነ፡ ዋጋው፡ ክንደዚህ፡ ያገኛል። ከቶ፡ ዓክሙ፡ ከገዛው፡ ክጠቃ፡ ክን ድ፡ መቶ፡ ሠካሳ፡ ብር፡ የክሬክብት፡ ምክንያት፡ ያጠቃው፡ ዓባይን፡ ጥሩ፡ መሆኑ፡ በማወቅ፡ ነው።

ጥያቄዎች

ከቶ፡ ዓክሙ፡ እየዞረ፡ ምን፡ ተመክገገተ?

ከቶ፡ ዓክሙ፡ ምን፡ ከመግዛት፡ ፈከገ?

ከምን፡ ከከጋውን፡ ከመግዛት፡ ፈከገ?

ያከጋው፡ ዋጋ፡ ስንት፡ ነበር?

ከቶ፡ ዓክሙ፡ ካከጋው፡ ስንት፡ ነገፈከ?

ከቶ፡ ከበበፍ፡ ከቶ፡ ዓክሙ፡ በዋጋው፡ ተገጠጠ?

የዕቃው፡ ዓባይነት፡ ነዋጋው፡ ጋር፡ ቆመሳሰካል?

ከቶ፡ ዓክሙ፡ ካከጋው፡ ከንድ፡ መቶ፡ ሠካሳ፡ ብር፡ የነገፈከበት፡

ምስገንያቱ፡ ምንድን፡ ነው?

የቤት፡ ዕቃ፡ ከመግዛት፡ ስትፈከግ፡ ወደት፡ ትሄዳለህ?

በቤትህ፡ ውስጥ፡ ብዙ፡ ዓባይነት፡ የቤት፡ ዕቃዎች፡ አሉህ?

ሠኅሳ: አምስተኛ: ትምህርት

ዓከሙ

ዕቃውን: መቼ: ቆይታውን?

አጠገ

አሁን: ሰው: ስለሌሎች: ነገ: ክስ ጻፉ:

በጌካ: ካሰረክብዎት: አችካክ

ሁ:: ከሁሉም: ነገር: ስለክፍ:

አደውከክዎታከሁ::

ዓከሙ

አንጻራዊነት: ግግርን: ዋጋ: አንድ:

ቀብድ: አሁን: አሰጥዎታከሁ::

የቀረውን: ግን: ዕቃውን: ሰረገ

ብ: አንጻራዊነት::

አጠገ

አሁን: ደረሰኝ: ነመዳጮ: በጌት: ከ

ካ: የሚፈጠሩት: የቤት: ዕቃዎ

ች: አንድ: ሰራተኛ: ስራዎ: ሹኑ?

ማንኛውን: ሰሪ: ገቢዎ: መክ

ገቢ: አንድ ሁም: ከሌሎች: ዕቃ

ዎች: ማለት: ይፈጠሩ?

ዓከሙ

አስተሳሰብ: የወጣ: ቤት: ዕቃዎች: ቀዳ

ም: ብዬ: ገዝቻከሁ::

ግን: ስከሰታውን: አመሰግናለሁ::

ወደፊት: ከሌሎች: ደንበኞች:

አመጣክዎታከሁ::

ጥያቄ: መልስ

ጥያቄ

አጠገ: ሰንጠረዥ: የሌሎች: ስራ

ዎቻቸው?

የችን: መኪና: ገንዘብ: ጥንቃቄ: ያካ

ት: ያመሰክሩኛል?

ወደ: ገንዘብ: ከመሃል: ምን: ጊዜ:

አካዎ?

መልስ

አሁን: አምስት: ወንድም: ሴት: የሌ

ጅ: ስራዎች: አካቸው::

አዎ: በጣም: ጥንቃቄ: ያካት: ያመ

ሰክራል::

ነገ: አንድ ሁም: ነው: አንድ: ዛሬ:

የሌሎችም::

ጥያቄ

መልስ

ጎገ-ክርግጠኛ፣ ወዳገርሽ፣ የምትሄድ፣
ይመስሉኛል?

ምናልባት፣ አሄድ፣ ይሆናል።

ገሐኛ፣ ጋር፣ ወደ፣ ሐኪም፣ ቤት፣ መ
ሄድ፣ ትፈልጋለህ?

ክሁን፣ የምትሄድ፣ ክፍመስሎችም።

መኪናህን፣ አትሸጥ፣ ተገዳሪህ?

የሐም፣ ክሬተገዳሁም።

ክዲስ፣ ገብላለሁ፣ ውስጥ፣ ብዙ፣ ደንበ
ኞች፣ አሉህ?

ሁከት፣ ብቻ፣ ናቸው።

ያዲስ፣ አጠገ፣ ሕዝብ፣ ብዛት፣ አንት፣
ነው?

ቁጥሩን፣ አካውቅም።

ገንዘብ፣ መኪናዎች፣ መግቢያ፣ የት
ኛው፣ ጠንግሎ፣ ይመስሉሃል?

አካውቅም።

ገሐማ፣ ጋር፣ ሰሐምን፣ ተገሎገሎችሁ?

ስክ፣ መኪና፣ ዋጋ፣ ተገሎገሎች።

አዝቅተኛው፣ ክፍል፣ ውስጥ፣ አንት፣
ተማሪዎች፣ አሉዎቻሁ?

ሃምሳ፣ የሚሆኑ፣ ተማሪዎች፣

አሉን።

ገንገምህን፣ ቤት፣ ያገኛቸው፣ ገንዘ
ብ፣ አንሰህ?

የሐም፣ አካሰሎችም።

የሐማን፣ መኪና፣ ወሰደህ፣ አሰረገብ
ኛው?

የሐም፣ ገና፣ አካሰረገብሁትም።

አንድትሰጣቸው፣ የሰጠሁህን፣ ገን
ዘብ፣ አሁኑም፣ ሰጠሃቸው?

አማላሽ፣ ብቻ፣ ሰጠሁዎቸው።

አሁኑኑ፣ ክፍል፣ ቀብድ፣ ሰጠህ?

አዎ፣ አሁኑ፣ ብር፣ ሰጥቻለሁ።

ጥያቄ

መልስ

ያሜሪካ፡ መንግሥት፡ አኢትዮጵያ፡

ከዎ፣ ሰምቻለሁ።

መንግሥት፡ ገንዘብ፡ መስጠቷን፡

ሰምቷል?

ገንዘቡን፡ ሰቅቶብላለሁ፡ ደረሰኝ፡ ሰጠኝ

ከዎ፣ ሰጥቼዋለሁ።

ው?

ምሳሌን፡ ሰሰህን፡ ካሰቀምኛለሁ?

ክሼ፣ ከሰቀምኛለሁ።

ወይዘሮ፡ ክስጣዝ፡ ሹግ፣ ለካዎና፡

የሰም፣ ገና፡ አገዛሁ፡ አከኝና፡ ወደ፡

ማንኪያ፡ ገዛኝ?

ቤትዎ፡ ሃይኛ።

ከገደ፡ ብርጭቆ፡ ውሃ፡ ትፈልገህ?

ክሁን፡ ክፈልገላለሁ።

የሚሰጥህን፡ አረቂ፡ በመሰጠቱ፡ መ

ከዎ፣ ይመሰክራል።

አገት፡ ይፈልገህ?

ካደሰ፡ ክበብ፡ የመጣውን፡ ሰቅቶ፡ መቼ፡

ሃሌ፡ ክሰላሳን፡ በኋላ፡ መረገገህ፡ አፈላ

መረገገህ፡ ትፈልገህ?

ገሰሁ።

ወጥ፡ ቤት፡ የተቀመጠኝዎ፡ ስት፡ ስ

ክስጣዝ፡ ነው።

ም፡ ማን፡ ነው?

ክባደ፡ ሰምህን፡ ክሰታወሰው?

የሰም፣ ክሰታወሰውም።

የሃሌ፡ ሳምንት፡ ወደ፡ አገራችሁ፡ መ

ከዎ፣ አንፈልገህ?

ሃይ፡ ትፈልገህ?

ወይዘሮ፡ ክስጣዝ፡ ወካይኛን፡ ጠየቀ

የሰም፣ ክስጠየቀኛቸውም።

ቻቸው?

ክሆቴራ፡ ውሰጥ፡ ጥሩ፡ ምግብ፡ ቤት፡ ክስ፡

ከዎ፣ በጣም፡ ጥሩ፡ ምግብ፡ ቤት፡ ክስ።

ክስ?

ጥያቄ

መልስ

የሆነው ሆኖ ነገ ጎረቤት ትመጣ ካቸሁ?

የከም ነገ መምጣት ጎረቤትም።

ወደ ጎዳም የሚሄደው ክውሌ ጎዳና ተሠርቷል?

የከም ገና ክስተሠራም።

ከገረ ገዢው በጣም ቸር ሰው ይመስሉሃል?

ከዎን በጣም ቸር ሰው ናቸው።

ጠካቅህን ትወዳለህ?

ክስወድም።

የትንሣዔ በዓል መቼ ነው?

የነገ ሳምንት ነው።

ከደት መቼ ነው?

በተህሳስ ህይወት ጠቅላይ ነው።

ዝናቡ ዘንቡ ማብቃቱ ነው?

የከም ገና ይዘገባል።

ሰዎች ሠርተው ክጠቁ?

የከም ገና ይሠራሉ።

አንት ክውሌ ደርዎች ክሉህ?

ክሠር የሚሆኑ ክሉኝ።

በጎዳናው ካቀ ሰው ይሄድጠታል?

የከም ክላህድጠታም።

ክሰክ መሰጠሪያም የሚያሸጋግርህ፣ ምግብ ክሰክ?

ክዎ ክሰክ።

ገዢው ጎዳና ካቀ ገዢ መገናኛዎች ክይታህሉ?

ሠካሳ የሚሆኑ ትልቅ መገናኛዎች ወደ ክደሰ ክጠጡ ሲሄዱ ክይታህሉ።

ወንድምህ ቸር ሰው በመሆኑ ሰው ሁኑ ይወደዋል?

ቸር መሆኑን የሚያውቁ ሰዎች ሁኑ ይወደታሉ።

ከጠካቅህ ቸር ገዢዎን ምን ታገኛለህ?

ገዢ ወደኛች ክገኛለሁ።

ወንዙ፡ በክረምት፡ ያሸጋግራል?

ቀካም፡ ክረምት ስለሆነ ነው።

ደርሶት

ክረምት፡ ነጥጥ፡ በኋላ፡ ወደያው፡ ወደ፡ ክቶ፡ ዓክሙ፡ ለት፡ ከመውሰድ፡ ክረምት ስለሆነ ነው። ምክንያቱም፡ ክቶ፡ ክሰጥ፡ ገጠገጥ፡ የሚረዳው፡ ሰው፡ ስከከከ ነው። በመግባት፡ ክቶ፡ ክሰጥ፡ ክረምትን፡ በመክፈት፡ ክሰጥ፡ ወደ፡ ክቶ፡ ዓክሙ፡ ለት፡ ካከው።

በመጀመሪያ፡ ክቶ፡ ዓክሙ፡ ግግሮችን፡ የጋ፡ እንደ፡ ቀጠድ፡ ካፍኩ፡ ስከከከ፡ የቀረበትን፡ ገንዘብ፡ ክረምትን፡ ሲቀጠኩ፡ ካፈኩ።

ክረምት፡ ጊዜ፡ ጀምሮ፡ ክቶ፡ ዓክሙና፡ ክቶ፡ ክሰጥ፡ በጣም፡ ስከከከ ይሆናል። ክቶ፡ ዓክሙ፡ የሚገኘውን፡ ሰውዎች፡ ካት፡ ክሰጥ፡ ሱቅ፡ ይገኛል። ክረምት፡ በካቶ፡ ጓደኛዎችን፡ ሁኑ፡ እያመጣ፡ ካት፡ ክሰጥ፡ ጋር፡ ስከከከ ይሆናል። ክቶ፡ ክሰጥ፡ ለዙ፡ ደንበኞች፡ ክገኛ።

ጥያቄዎች

- ክቶ፡ ዓክሙ፡ ክረምትን፡ ወደያው፡ ካም፡ ክረምት ስለሆነ ነው?
- ክቶ፡ ዓክሙ፡ ክረምትን፡ መቼ፡ ከመግኘት፡ ችሎ?
- ክቶ፡ ክሰጥ፡ ክረምትን፡ ለምን፡ ካከው?
- መጀመሪያ፡ ክቶ፡ ዓክሙ፡ የካፈኩው፡ ገንዘብ፡ ምን፡ ይገኛል?
- ክቶ፡ ክሰጥና፡ ክቶ፡ ዓክሙ፡ እንዴት፡ ተቀናቅኑ?
- ክቶ፡ ዓክሙ፡ ሰውን፡ ሁኑ፡ የሚገኘው፡ ካሆነ፡ ነበር?
- ክቶ፡ ክሰጥ፡ እንዴት፡ ለዙ፡ ደንበኞች፡ ከመግኘት፡ ችሎ?
- የሌሎች፡ ሰውዎችን፡ የምትገኘው፡ ሱቆች፡ ስንት፡ ናቸው?

ሠላሳ፡ ስድስተኛ፡ ትምህርት

ገግግር

ነበደ

ክቶ፡ ሶሐንስ፡ ነግሣሬግ፡ ወደ፡ ኢትዮ

ድያ፡ መኙ፡ መጣህ?

ጅን

ክዲስ፡ ክበግ፡ ነገገሁ፡ ጥቂት፡ ቀኖች፡

ሆኖኛል።

ነበደ

ኢትዮድያ፡ ውስጥ፡ ብዙ፡ ጊዜ፡ መቆ

የት፡ ተሰገላህ?

ጅን

ክዎን፡ ጠቅካይ፡ ግዛቶችን፡ ሁኩ፡

ክየተዘዋወርኩ፡ ክስካይ፡ ድረ

ስ፡ ክቆያካሁ።

ከመሆኑ፡ ኢትዮድያ፡ ስንት፡ ጠቅካዬ፡

ግዛቶች፡ ክኩዋት?

ነበደ

ኢትዮድያ፡ ክሥራ፡ ክጌት፡ ጠቅካዬ፡

ግዛቶች፡ ክኩዋት። ከመጣኛውም፡ በጋ

ምድር፡ ጌጃም፡ ትግሬ፡ ወኩ፡

ሸዋ፡ ክሩሲ፡ ሲዳም፡ ነገ፡ ኢኪ

ገቦር፡ ገሙገ፡ ወከጋ፡ ሐረርጌ፡

ክርትጌና፡ ገጌ፡ ናቸው።

ጅን

ነጠቅካዬ፡ ግዛቶች፡ ሁኩ፡ በስፋት፡ የት

ኛው፡ ይበልጣል?

ነበደ

በስፋት፡ ክሁኩ፡ የሚበልጠው፡ ጠቅካ

ይ፡ ግዛት፡ ሐረርጌ፡ ነው።

ነሁኩም፡ የሚያንሰው፡ ጠቅካዬ፡ ግዛ

ት፡ ደግሞ፡ ክሩሲ፡ ነው።

ጥያቄና፡ መልስ

ጥያቄ

ኢትዮድያ፡ ስንት፡ ጠቅካዬ፡ ግዛቶች፡

ክኩዋት?

መልስ

ኢትዮድያ፡ ክሁን፡ ክሥራ፡ ክጌት፡

ጠቅካዬ፡ ግዛቶች፡ ክኩዋት።

ጥያቄ

መልስ

ከኦሚኒ: ዓመት: ገደብ: ሰዓት: ጠቅ
ካቶ: ግዛቶች: ነገረዎች?

ኦሚኒ: ሁከት: ሰዓት: ነገረዎች

ከሮቶራውያን: በሙከራ: ከሚኖሩ: ያው
ቀኑ?

የከም: ሁከም: ከይደኩም::

ከሮቶራ: የምትገኘው: በምሥራቅ:
ኢትዮጵያ: ነው: ወይስ: በምሀ
ራብ?

የምትገኘው: በሰሜን: ነው::

ከፍተኛ: ተራራዎች: የሚገኙት: የት:
ነው?

በበጋምድር: ውስጥ: ይመለከታል::

ገመገገከኛው: ኢትዮጵያ: የሚገኙት:
ጠቅካቶ: ግዛቶች: ከሰሜን: ናቸው?
ው?

ሐረርጌ: ወከጋ: ሸዎና: ከሩሲ: ናቸው::

በምሥራቅ: ከሰሜን: ይገኛሉ?

ሐረርጌና: ገቤ: ናቸው::

በምሀራብ: በጉራ: ያኩት: ጠቅካቶ:
ግዛቶች: ማን: ማን: ይገኛሉ?

ከፍ: ወከጋና: ኢኩግቦር: ናቸው::

ገመገገኛና: ሲዳሞ: በየት: በጉራ:
ናቸው?

ከሰራ: በሰተ: ደቡብ: ናቸው::

የጣና: ሐይቅ: በጣም: ትኩረት: ነው?

ከዎ: በጣም: ትኩረት: ሐይቅ: ነው::

የጣና: ሐይቅ: በየትኛው: ጠቅካቶ:
ግዛት: ውስጥ: ነው?

በጉጃምና: በበጋምድር: መገገገኑ:
ነው::

ኢትዮጵያ: ውስጥ: ገዛ: ፍሬፍሬ:
ይበቅካል?

ከዎ: ይበቅካል:: ከገዛኛው: ግን:
ሐረርጌ: ውስጥ: ነው::

ጥያቄ	መልስ
ገሁኩም፡ ጠላቶች፡ የሚበከጠው፡ ጠቅካቤ፡ ግዛት፡ ማን፡ ነው?	ሐረርጌ፡ ነው።
ገሁኩም፡ ጠላቶች፡ የሚያገዛው፡ ጠቅካቤ፡ ግዛት፡ ማን፡ ነው?	ክፋሲ፡ ነው።
ክግዛኛው፡ ጡና፡ የሚመጣው፡ ነገሮች፡ ነው?	ነገሩ፣ ሲዳሞና፡ ሐረርጌ፡ ነው።
ኢትዮጵያ፡ ውስጥ፡ ገዛት፡ ወንጌሎች፡ ይገኛሉ?	ክፍ፣ ጠጣም፡ ገዛት፡ ወንጌሎች፡ ይገኛሉ።
ኢትዮጵያ፡ ውስጥ፡ ጠጣም፡ ቆሞታል?	ካንዳንድ፡ ዝቅተኛ፡ ጠቀሞች፡ ጠላቶች፡ ክግዛኛው፡ ጠቀ፡ ክፍግሞቅም።
ኢትዮጵያ፡ ውስጥ፡ ያገዛኛው፡ ሰው፡ ሥራ፡ ምንድን፡ ነው?	ያገዛኛው፡ ሰው፡ ሥራ፡ ግጥርና፡ ነው።
ኢትዮጵያ፡ ወደ፡ ውጭ፡ ክገር፡ የምትሸጣቸው፡ ምን፡ ግዴታዎች፡ ነገሮች፡ ናቸው?	ቅዳ፡ ጡናና፡ የዘይት፡ እይታዎች፡ ናቸው።
ሥጋሰ፡ ወደ፡ ውጭ፡ ክገር፡ ትሸጣሉ?	ክፍ፣ መሸጥ፡ ጂምፊካች።
በኢትዮጵያ፡ ውስጥ፡ በሚገኙት፡ ወንጌሎች፡ ካይ፡ መርከቦችና፡ ጅራገዎች፡ ይህን ገጥሞች?	በጥቂቶች፡ ወንጌሎች፡ ደካገዎች፡ ይህን ገጥሞች። መርከብ፡ የሚሄድ ገጥሞች፡ ው፡ ወንጌሎች፡ ግን፡ የሁሉም።
የኢትዮጵያ፡ ክገርምት፡ አንድ፡ ክግዛት፡ ነ፡ ክገርምት፡ ይጠራል?	የክፍ፣ ክፍጠርጅም።

ጥያቄ

መልስ

በኢትዮጵያ፡ ወንዞችና፡ ሐይቆች፡ ጎ
ዙ፡ ዓሳ፡ ይገኝገኛዎልኩ?

ከዎ፣ ከጎዛኛዎች፡ ውስጥ፡ ይገኝገ
ኛዎልኩ።

ኢትዮጵያ፡ ውስጥ፡ የመጠቅኮችን፡
ፍሬፍሬዎች፡ ወደ፡ ውጭ፡ ክገር፡
በምን፡ ትኩግካኝሁ?

በመርገብና፡ ገፍፍጥካን፡ ነው።

ከደሴ፡ ከውራ፡ ጎደና፡ ገገና፡ ጊዜ፡
ሰንጠረዥ፡ መገናኛዎች፡ ያስገኛልኩ?

ከሌት፡ መገናኛዎች፡ ያስገኛልኩ።

ያገዩ፡ ወንዝ፡ ጄኮግ፡ ያስገኛልኩ?

ከዎ፣ ያስገኛልኩ።

ኢትዮጵያ፡ ሰንጠረዥ፡ ወደጠቅ፡ ክፍሎች?

ሁከት፡ ትገኛልኩ፡ ወደጠቅ፡ ክፍሎች።

የወደጠቅ፡ ስም፡ ማን፡ ማን፡ ይገኛልኩ?

ከሰብረና፡ ምጭዎ፡ ይገኛልኩ።

የኢትዮጵያ፡ ወደጠቅ፡ ሁከ፡ ጄኮግ፡
ያስገኛልኩ?

ሁከም፡ ትንገሽ፡ ጄኮግዎች፡ ማስህረ፡
ይኖሩኩ።

በኢትዮጵያ፡ ከጠቅ፡ ገገና፡ ክፍሎች፡
ፍሬፍሬዎች፡ ይጠቅካሉ?

ብዙ፡ ፍሬፍሬዎች፡ ይጠቅካሉ።

ያገዩ፡ ወንዝ፡ ከኢትዮጵያ፡ ወገን፡
ወደት፡ ይሄዳልኩ?

ከኢትዮጵያ፡ ወገን፡ ወደ፡ ሱዳን፡
ይሄዳልኩ።

በኢትዮጵያ፡ ጠቅካዎ፡ ግዛቶች፡ ሁከ፡
ግጥርና፡ የተከመደ፡ ነው?

ከዎ፣ በጣም፡ የተከመደ፡ ነው።

ኢትዮጵያ፡ ከውጭ፡ ክገሮች፡ ብዙ፡
ቆይ፡ ትገኛልኩ?

ከዎ፣ ብዙ፡ ቆይ፡ ትገኛልኩ።

ኢትዮጵያ፡ ውስጥ፡ የመጠቅኮች፡
የክህነት፡ ዓይነት፡ ብዙ፡ ነው?

ከዎ፣ በጣም፡ ብዙ፡ ነው።

ጥያቄ

መልስ

ከገጠኝም፡ ወደ፡ በጊምድር፡ በጣና፡

በጣና፡ ሐይቅ፡ ካይ፡ መርጠጥ፡ የከም።

ሐይቅ፡ ካይ፡ በመርጠጥ፡ መሄድ፡

ነገር፡ ግን፡ ትክክል፡ ጅራገዎች፡

ይቻላል?

ሰካኪ፡ በነሱ፡ መሄድ፡ ይቻላል።

ኢትዮጵያ፡ ውስጥ፡ ጅራገ፡ መጠጥ፡

ከዎ፡ ይቻላል።

ና፡ መጓጠጥ፡ ይቻላል?

ከገደ፡ በጣም፡ ትክክል፡ ወንዝ፡ ነው?

ከዎ፡ ከዓለም፡ ትክክል፡ ወንዞች፡

ከንድ፡ ከሱ፡ ነው።

ከግብጥው፡ የመጡትን፡ ሰዎች፡ የም

የከም፡ የጣውቀቸው፡ ከይመሰከኝ

ታውቀው፡ ይመሰከሩ?

ም።

ትክክል፡ መድሐኛ፡ የምትገዛው፡

ከዎ፡ ከገዛው፡ ይሆናል።

ይመሰከሩ?

የዛሬ፡ ከሥር፡ ዓመት፡ ሰው፡ ወደ፡

ከዎ፡ ምናልባት፡ ከከሥር፡ ዓመት፡

መረቀ፡ የሚሄድ፡ ይመሰከሩ?

በሬት፡ ይሄድ፡ ይሆናል።

ካገቱ፡ ስክጥ፡ የሚደውል፡ ይመሰከሩ?

ከዎ፡ የሚደውል፡ ይመሰከሩ።

ስ?

ከሚ፡ ፈቀደውን፡ የሚወሰድ፡ ይመሰከሩ?

የከም፡ የሚወሰድ፡ ከይመሰከኝም።

ስ?

በሚመጣው፡ ዓመት፡ ወዳገራችን፡

የከም፡ ከንመሰከሩም።

የምንመሰከር፡ ይመሰከሩ?

ብዙ፡ ጥያቄዎች፡ የሚጠይቁ፡ ይመሰከሩ?

የከም፡ የሚጠይቁ፡ ከይመሰከኝም።

ስ?

ወደሬት፡ ከድሱ፡ ገንጥ፡ የሚገፍቱ፡

ከዎ፡ ይገፍታሉ።

ይመሰከሩ?

ጥያቄ	መልስ
ዝናብ፣ የሚዘገብ፣ ይመስሉላል?	ከዎ፣ ይዘገብ፣ ይሆናል።
ጢሙን፣ የተካጠ፣ ይመስሉላል?	ከዎ፣ ተካጭኗል።
ክብዱ፣ ሲኝራ፣ የሚያጠራ፣ ይመስሉላል?	ከዎ፣ ያጠራል።
እናልማዝ፣ ክእኛ፣ ጋር፣ ሸርሸር፣ የሚሄዱ፣ ይመስሉላል?	ከዎ፣ ይሄዳሉ።
እነሱማ፣ ከሰተማሪ፣ ከመሆን፣ የሚችሉ፣ ይመስሉላል?	ከዎ፣ ይችላሉ።
ህቃውን፣ የሚሸጥምክህ፣ ይመስሉላል?	ከዎ፣ ይሸጥምክኛል።
መኪናውን፣ ከኛ፣ የሚሸጥኛልን፣ ይመስሉላል?	የከዎ፣ ከይሸጥኛልንም።
ክጅ፣ ከገጽን፣ የሚጠጥቅ፣ ይመስሉላል?	ከዎ፣ ይጠጥቅ፣ ይሆናል።
ከቶ፣ ሉሐንሰ፣ ገንዘብ፣ የካጥክህ፣ ይመስሉላል?	ከዎ፣ የካጥክኛ፣ መስሎኛል።
ከማ፣ ወደ፣ ቤቱ፣ የሄዱ፣ መስሎላል?	ከዎ፣ የሄዱ፣ መስሎኛል።
ጅርመንኛ፣ የሚውቅ፣ መስሎላል?	ከዎ፣ የምታውቅ፣ መስሎኛ፣ ነቦር።
ከማ፣ ጎይሠሬ፣ የገባረ፣ መስሎህ፣ ናቦር?	የከዎ፣ ከስመሰሰኛም።
ጎጥሠሬ፣ ገንዘብ፣ የምታገኛ፣ መስሎላል?	የከዎ፣ ከስመሰሰኛም።

ጥያቄ

መልስ

መኒናቸውን፣ የሚከውጡ፣ መሰከ

ከዎ፣ መሰከኝ፣ ነገር።

ህ?

ሉና፣ የምንጠጣ፣ መሰከህ፣ ነገር?

ከዎ፣ የምትጠጡ፣ መሰከኝ፣ ነገር።

ከጎሳህን፣ ምሳቸውን፣ የገሉ፣ መ

ከዎ፣ የገሉ፣ መሰከኛል።

ሰከህ?

ከጣ፣ የመኒናውን፣ ጎሳ፣ የቀረ፣

ከዎ፣ የቀረው፣ መሰከኝ፣ ነገር።

መሰከህ፣ ነገር?

ከሰባህ፣ ጥያቄ፣ የሚመጣ፣ መ

ከዎ፣ መሰከኝ፣ ነገር።

ሰከኝ፣ ነገር?

ትናንት፣ ዝናብ፣ የሚዘንግ፣ መሰከህ

ከዎ፣ የሚዘንግ፣ መሰከኝ፣ ነገር።

ህ፣ ነገር?

ተሳሳቶች፣ ሕግ፣ የጣሉ፣ መሰከህ

ከዎ፣ መሰከኝ፣ ነገር።

ኛሁ፣ ነገር?

ከገሰ፣ ትምህርቱን፣ የቀጠሉ፣ መ

ከዎ፣ የቀጠሉ፣ መሰከኝ፣ ነገር።

ሰከህ፣ ነገር?

ዛሬን፣ የቆረቆሮች፣ መሰከህ፣ ነገር?

ከዎ፣ የቆረቆሮች፣ መሰከኝ፣ ነገር።

ድርሰት

የሐጻሕ፣ የተገኘ፣ ከሚገባዎት፣ ከትላቅጥ፣ ከመገንጠያት፣ ወደ፣ ከደኅ፣ ከ
በገ፣ መጣ፣ ከደኅ፣ ከበገ፣ ገብቶ፣ ጥቂት፣ ቀዳኝ፣ ያህኑ፣ ክቅድ፣ በኋላ፣ ከሌሎች
ን፣ ጠቅካይ፣ ግዛቶች፣ ከመገንጠያት፣ ፈከገ።

ካደሰ፣ ከበገ፣ ከመነሳቱ፣ በጌት፣ ሰከ፣ ጠቅካይ፣ ግዛቶችና፣ ሰከ፣ ከቀማ
መጣቸው፣ ከሚወቅ፣ ከቶ፣ ከበደን፣ ጠየቀው። ከቶ፣ ከበደም፣ በጠቅካካው፣
ከሰረዘው።

ከሁን፣ ከትላቅጥ፣ ከሥራ፣ ከጌት፣ ጠቅካይ፣ ግዛቶች፣ ከሌዎት። ከሚወቅ
ም፣ በጊምድር፣ ገጃም፣ ትግሬ፣ ወከ፣ ሸዋ፣ ከሩሲ፣ ሲዳሞ፣ ክፍ፣ ከሌገበ
ር፣ ገሙገ፣ ወከጋ፣ ሐረርጌ፣ ከርትጌና፣ ገኛ፣ ያገኘ።

ከደኅ፣ ከበገ፣ የሚገኘው፣ በሸዋ፣ ጠቅካይ፣ ግዛት፣ ውከን፣ ነው። በሸዋ፣
ዙሪያ፣ ያኩት፣ ጠቅካይ፣ ግዛቶች፣ ከሩሲ፣ ወከ፣ ገጃም፣ ወከጋና፣ ሐረርጌ፣ ናቸ
ው። ሐረርጌ፣ ከሁኑም፣ ሰጌ፣ ጠቅካይ፣ ግዛት፣ ነው። ከሩሲ፣ ግን፣ ከሁኑ፣ ያነሱ፣
ጠቅካይ፣ ግዛት፣ ነው።

የሐጻሕ፣ ከንደዚህ፣ ያከውን፣ ወሬ፣ ጠይቅ፣ ክተረዳ፣ በኋላ፣ ሰቃውን፣
ይዘ፣ ገዘውን፣ ጅመረ።

ጥያቄዎች

- የሐጻሕ፣ ከትላቅጥ፣ ነው?
- የሐጻሕ፣ ክቅድ፣ መጣ?
- ወደ፣ ከደኅ፣ ከበገ፣ ከምን፣ መጣ?

የሐንድ ክፍል ክብርት፣ ምን፣ ጠቀሰው?

የኢትዮጵያ፣ ጠቀሰው፣ ግዛቶች፣ ስንት፣ ናቸው?

ስመቸው፣ ማን፣ ማን፣ ይገኛሉ?

ክፍሉ፣ ክብርት፣ በየትኛው፣ ጠቀሰው፣ ግዛቶች፣ ስንት፣ ይገኛሉ?

በሽቃ፣ ሐረፍ፣ የሚገኙት፣ ጠቀሰው፣ ግዛቶች፣ ክፍሉ፣ ናቸው?

ክፍሉ፣ ግዛቶች፣ ሁሉ፣ ሰፊ፣ የትኛው፣ ነው?

ክፍሉ፣ ግዛቶች፣ ሁሉ፣ የሚያገኙት፣ የትኛው፣ ነው?

ክፍሉ፣ ኢትዮጵያን፣ ከመገንጠያት፣ ትሬክታሎች?

በዚህ ክፍል፣ ግዛቶች፣ ግዛቶች?

ሠካሳ ሰጠኛ ትምህርት

ንግግር

ጁን

የያዘኝ፡ ጠቅካይ፡ ግዛት፡ ዓቦር፡
እንዲሁ፡ ከገጣ፡ መከገም፡
ነው?

አጠዳ

የከም፡ የያዘኝ፡ ጠቅካይ፡ ግዛት፡
ዓቦር፡ የተከለሰ፡ ነው።

ጁን

ነገሩን የታዘብ፡ የታዘብ፡ ክፍት፡ ገጣ
ም፡ ይመስላል?

አጠዳ

እነዚህ ደግሞ፡ ጊዜ፡ ጠቅላይ፡ ገላጭ፡
ዙሪያ፡ ገዢዎች፡ ጠቅላይ፡
ሚክት፡ ጠቅላይ፡ ሁሉም፡ ገጣ
ም፡ ይመስላል።

በከፍተኛ፡ ጠቅላይ፡ ሚክት፡ ገጣ
ው፡ ቀጠላ፡ ነው።

በመካከላቸው፡ ጠቅላይ፡ ሚክት፡ ገጣ
ደግሞ፡ የሚገኘው፡ ዓቦር፡ ተ
ሰጠኛ፡ ነው።

ጁን

ከገጣ፡ ገጣ፡ የከፈለው፡ ወራ
ት፡ ከገጣ?

አጠዳ

ከገጣ፡ ሁሉም፡ ሁሉም፡ የከፈለው፡
ወራት፡ ከገጣ፡ ነገር፡ ገጣ፡ ከገጣ፡
ከገጣ፡ የከፈለው፡ ገጣ፡ የከፈለው
ም።

ጁን

ገጣ፡ ከገጣ፡ ይመስላል?

አጠዳ

የከም፡ ከገጣ፡ ይመስላል፡ ገጣ፡ ከገጣ
ገጣ፡ ከገጣ፡ ይመስላል።

ጁን

ገጣ፡ ገጣ፡ ይመስላል?

አጠዳ

ከገጣ፡ ከገጣ፡ ይመስላል፡ ገጣ፡ ይመስላል
ገጣ፡ ከገጣ፡ ይመስላል፡ ይመስላል፡
ተገጣ፡ ይመስላል፡ ገጣ፡ ይመስላል፡
ገጣ፡ ይመስላል።

ጂን

ከሁን፡ የዝናቡ፡ ወሬት፡ ቀርቦክክ። ስ
ከዚህ፡ ጠቅካይ፡ ግዛቶቼን፡ ጠመ
ኪና፡ አየተጓዝሁ፡ ከጣየት፡ ክደ
ገኛ፡ ይመሰክረኛል?

ክበደ

በክረምት፡ ሆነ፡ በጠጋው፡ ኢትዮጵያ፡
ቀሌሌማ፡ ክገር፡ ከመሆንዎ፡ የተ
ነሳ፡ ጠዙ፡ መከገም፡ መንገዶቼ፡
የኩዋትምና፡ በክደሮ፡ ነገን፡ ገደ
ድ፡ ይኸካክ።

ጂን

ከመሆኑ፡ የኢትዮጵያ፡ ዓየር፡ መንገድ፡ በ
የጠቅካይ፡ ግዛቱ፡ ዋና፡ ነጥቦች፡
ያርፋል?

ክበደ

ከዎ፡ በየጠቅካዬ፡ ግዛቱ፡ ዋና፡ ነጥ
ቦች፡ ሁሉ፡ ያርፋል።

ጂን

እንግዲያስ፡ በክደሮ፡ ነገን፡ እገዛለሁ።
ስካደረጉክኝ፡ ክርዳታ፡ ክመሰግን
ዎታሁ። ጤና፡ ይከገኛል።

ክበደ

ጤና፡ ይከገኛል። መከገም፡ ጉዞ፡
ክመኝክዎታሁ።

ጥያቄና፡ መከሰ

ጥያቄ

ያላገገንን፡ ክገር፡ ጉጠኝተው፡ ያውቀ
ኩ?
ያዲስ፡ ክጠገን፡ ክተማ፡ ክቀማመን፡
ይወድታል?

መከሰ

ወደጌት፡ መገጠኝን፡ እጌክገክሁ፡
እንጂ፡ ክዚህ፡ ገሬት፡ ጉጠኝኛው፡
ክካውቅም።
ማናቸውንም፡ የክተማ፡ ክቀማመን፡
ወድጆ፡ ክካውቅም።

ጥያቄ

መከሰ

ስከከጅዎ፡ ወሬ፡ ሰምተው፡ ያውቃሉ?

የከም፡ ሰምቼ፡ ከካውቅም።

የምትሄዱበትን፡ ቦታ፡ ከይታችሁት፡ ታ
ውቃካችሁ?

የከም፡ ከይተገደ፡ ከናውቅም።

ከቆካ፡ ውስጥ፡ ገዙ፡ ጊዜ፡ ኖራችሁ፡ ታ
ውቃካችሁ?

የከም፡ ኖረን፡ ከናውቅም።

ከገፍተኛ፡ ቦታ፡ ካይ፡ ከመኖር፡ ፈጠገ
ሽ፡ ታውቋለህ?

የከም፡ ፈጠገ፡ ከካውቅም።

ቀዝቃዛ፡ ሱና፡ ጠጥተህ፡ ታውቃለህ?

የከም፡ ጠጥቼ፡ ከካውቅም።

ያዲሱ፡ ከበገ፡ ክፉሳ፡ ሳሮ፡ እንደወ
ይና፡ ደጋ፡ ገደ?

እኔ፡ እዲሱ፡ ከበገ፡ ሄጄ፡ ከካውቅ
ም። ሰከዚህ፡ ሰከደሩ፡ ጠገገርህ፡
ከጠገገርም።

በክሊምቱ፡ ወሬት፡ ወዳዲሱ፡ ከበገ፡ ሄዳ
ችሁ፡ ታውቃካችሁ?

የከም፡ ሄዳን፡ ከናውቅም።

ገመሬገ፡ ውስጥ፡ በሊዶውን፡ ወዲኸው፡
ታውቃለህ?

ወዲጄው፡ ከካውቅም።

ታይከኛ፡ ዝናብ፡ ሲዘንብ፡ ከይታችሁ፡ ታ
ውቃካችሁ?

ከዎ፡ ከይተናጠ።

ገመሬገ፡ ውስጥ፡ የክሊምቱን፡ ወሬት፡
ከይተውት፡ ያውቃሉ?

ከዎ፡ ገከፈው፡ የክሊምት፡ ወሬት፡
ከመሬገ፡ ውስጥ፡ ነበርኩ።

ከዎሽንግን፡ ውስጥ፡ መንገድ፡ ጠፍቶህ፡
ያውቃለህ?

ከንድ፡ ጊዜ፡ ጠፍቶላኝ፡ ነበር።

ንብረትህ፡ ጠፍቶላህ፡ ያውቃለህ?

ከዎ፡ ጠፍቶላኝ፡ ያውቃለሁ።

ጥያቄ

መልስ

በቀን፡ ነገረሰገ፡ ለር፡ በካይ፡ ከጥናታ

ከዎ፡ ከገዳገዴ፡ ከደጠፋከን።

ቸሁ፡ ታውቃካቸሁ?

የመገናኛ፡ ከድገ፡ ድርሰብህ፡ ያውቃከ?

የከም፡ ድርሰብህ፡ ከያውቅም።

እተጠጠ፡ ካይ፡ ሆነህ፡ ነተማውን፡ ከይ

ከዎ፡ ከገድ፡ ጊዜ፡ ከይቼዋከሁ።

ተኸው፡ ታውቃከህ?

ገይርጥካን፡ ሄደህ፡ ታውቃከህ?

ከዎ፡ ሄኛከሁ።

የኢትዮጵያ፡ ያዋጅ፡ መንገድ፡ ነገጥዮ

ከዎ፡ ብዙ፡ በተዎቹ፡ ሄደኩ።

ድያ፡ ውጭ፡ ሄዶ፡ ያውቃከ?

በከኛ፡ ለት፡ በኩ፡ ሲያከፍ፡ ከይተሃ

ከዎ፡ ገከፈው፡ ቅዳሜ፡ ሲያከፍ፡ ከይቻ

ቸው፡ ታውቃከህ?

ቻዋከሁ።

መኪናህን፡ ከረገገዶ፡ ቀከም፡ ቀብተ

የከም፡ ቀብቼው፡ ከካውቅም።

ህ፡ ታውቃከህ?

ራስህን፡ ከምህ፡ ያውቃከ?

ከከገድ፡ ዓመት፡ በጌት፡ ከምቼ፡ ነበር።

ለተቸሁን፡ በዚህ፡ ዓመት፡ ከሰድሳቸሁ

ከዎ፡ ከሰድሳቸው፡ ነበር።

ት፡ ታውቃካቸሁ?

ከገጣኪዝኛ፡ ቋንቋ፡ ከተገምረህ፡ ታው

ከዎ፡ ከገድ፡ ዓመት፡ ከተገምረያከሁ።

ቃከህ?

ገማርኛ፡ ከገድ፡ ዓይነት፡ ድርሰት፡ ከዘ

ከዎ፡ ከዘገጅቻከሁ።

ጋጅተህ፡ ታውቃከህ?

ከመሬት፡ ከመጣህ፡ ጌተ፡ ክርክፍያን፡

ከዎ፡ ብዙ፡ ጊዜ፡ ሄኛከሁ።

ሄደህ፡ ታውቃከህ?

ከጋራዥ፡ ውስን፡ ሠርተህ፡ ታውቃከህ?

ከሁን፡ የምሠራው፡ ከጋራዥ፡ ውስን፡

ካው።

ጥያቄ

መልስ

በኢትዮጵያ፡ ከመጣህ፡ ጀምሮ፡ ወደ፡
ከገርህ፡ ደብዳቤ፡ ድሬህ፡ ታውቃ
ኮህ?

ብዙ፡ ጊዜ፡ ድሬ፡ ከካውቅም።

በፈረስ፡ ተገዛህ፡ ታውቃኮህ?

ከዎ፡ ተገዥያኮሁ።

ከዚህ፡ በጌት፡ ከዚህ፡ መጥቀህ፡ ታው
ቃኮህ?

የካም፡ መጥቆ፡ ከካውቅም።

ባላጋርኛ፡ የተዳፈ፡ መድሐኖ፡ ከንብብህ፡
ታውቃኮህ?

ከዎ፡ ብዙ፡ ጊዜ፡ ከንብብያኮሁ።

ከውጭ፡ ጉዳይ፡ መረከቀር፡ ሥራ፡ ሠር
ታው፡ ያውቃኮ?

የዛሬ፡ ዓመት፡ ካሥር፡ ካምጋት፡ ያህል፡
ሠርቆያኮሁ።

ከወዳጅቶ፡ ጋር፡ ኖሮ፡ ያውቃኮ?

ሥራ፡ ካመጀመሩ፡ በጌት፡ ካወዳጅቶ፡
ጋር፡ ይኖሮ፡ ነበር።

ድርሰት

ኢትዮጵያ፡ የምትገኝው፡ በሰሜን፡ ምሥራቅ፡ ክፍለግ፡ ውስጥ፡ ነው።

የመገንጠያዎችም፡ ከገሮች፡ በሰሜንና፡ በምዕራብ፡ ሱዳን፡ በደቡብ፡ ነጋሥት፡
በምሥራቅ፡ ቀይ፡ ባሕርና፡ የሲሜን፡ ሬፑብሊክ፡ ናቸው።

የኢትዮጵያ፡ ስፋት፡ ክፍት፡ መቶ-አምስት፡ ሺ፡ ከሺ ንጋር፡ ማይኮች፡ ኪሆን፡

የሕዝብዋ፡ ቁጥር፡ በሀያና፡ በሀያ፡ ህዝብ፡ መካከት፡ መካከት፡ ይገመታል።

በኢትዮጵያ፡ ውስጥ፡ ብዙ፡ ወንዞች፡ ይኖራሉ።

የኢትዮጵያ፡ ያየር፡ ጠገይ፡ በሦስት፡ ክፍሎች፡ ይከፈላል። የመጀመሪያው፡

ክፍሉ፡ ደጋ፡ ይገካል። ይህም፡ ክፍሉ፡ በጣም፡ ክፍተኛና፡ ቀዝቀዛ፡ ነው። ሁከተኛ
 ው፡ ክፍሉ፡ ወይናደጋ፡ ይገካል። የዚህ፡ ቦታ፡ ዓየር፡ በጣም፡ ጥሩና፡ ከጤና፡ ፋስ
 ማሟ፡ ነው። ሦስተኛው፡ ክፍሉ፡ ቆካ፡ ይገካል። ይህ፡ ቦታ፡ ዝቅ፡ ያከና፡ ዓየሩ፡ ው
 ቀኝ፡ ነው።

ጥያቄዎች

- ኢትዮጵያ፡ የምትገኘው፡ የት፡ ነው?
- ኢትዮጵያ፡ የሚያዋስኑዎት፡ ክፍላት፡ ሳቸው?
- ሱዳን፡ የሚገኘው፡ ነገኢትዮጵያ፡ ምሥራቅ፡ ነው?
- የኢትዮጵያ፡ ስፋት፡ ስንት፡ ነው?
- በኢትዮጵያ፡ ውስጥ፡ ስንት፡ ሕዝብ፡ ይገኛል?
- በኢትዮጵያ፡ ውስጥ፡ ብዙ፡ ተራራዎች፡ ይገኛሉ?
- ስንት፡ ያየር፡ ጠገሎች፡ ይገኛሉ?
- ስማቸውን፡ ጥራ።
- ደጋው፡ ነጠይናደጋው፡ በምን፡ ይከያዳል?
- የቆካውንና፡ የደጋውን፡ ልዩነት፡ ክስረዳ?
- በኢትዮጵያ፡ ውስጥ፡ በየትኛው፡ ክፍሉ፡ ከመኖር፡ ትወዳህ?

ሠነድ፡ ስምንተኛ፡ ትምህርት

ጓግግር

ጅን

ከገባኛው፡ የኢትዮጵያ፡ ሕዝብ፡ ምን፡
ይሠራሉ?

ነገረ

ከገባኛው፡ የኢትዮጵያ፡ ሕዝብ፡ የሚ
ኖረው፡ በግብርና፡ ነው።

ጅን

ዘመናዊው፡ የርሻ፡ ሥራ፡ በጣም፡ የተከ
መደ፡ ነው?

ነገረ

ዘመናዊው፡ የርሻ፡ ዘዴ፡ ገና፡ በጣም፡
የተከመደ፡ ከደደከም። ነገር፡ ግን፡
ከሁን፡ ገንዳንድ፡ በተዎች፡ ተጀ
ምርክላ።

ጅን

ከገባኛውን፡ ጊዜ፡ የኢትዮጵያ፡ ገበሬዎ
ች፡ የሚያበቁኩት፡ ምን፡ ዓይነት፡
ክህነት፡ ነው?

ነገረ

በዙ፡ ሌላ፡ ሌላ፡ ጥራጥራዎችና፡ ፍራፍሬ
ዎች፡ ክንድሁም፡ ክትክላትች፡ ይ
በቅካሉ። ገዢህም፡ በካይ፡ ጤፍ፡
የሚገኝ፡ ክንድ፡ ዓይነት፡ ክህነት፡
ክከን።

ጅን

ጥራ፡ ጥራ፡ ስትላ፡ ምን፡ ማከትህ፡ ነው?

ነገረ

ጥራጥራ፡ የሚገኙት፡ ክንድ ገብተው፡ ክተር።
ስንድ፡ ክጅ፡ ገብሰ፡ በቆሎ፡ ያኩ
ት፡ ናቸው።
ደግሞ፡ ከዘይት፡ የሚሆኑ፡ ክህነቶች፡
ክንድ ኑግ፡ ተከገ፡ ጉኩ፡ ሉፍ፡
ያኩት፡ ናቸው።

ጥያቄና መልስ

ጥያቄ

መልስ

በስሜን፡ ምሥራቅ፡ የኢትዮጵያ፡ ወሰን፡

በስሜን፡ ምሥራቅ፡ ወሰን? ቀይ፡

እንዴት፡ ነው?

ባሕር፡ ነው።

ኢትዮጵያ፡ ወሰን? ብዙ ሽኩቻዎች፡ ነኩ?

አዎ፡ ብዙ፡ ነኩ።

ያገርዎ፡ ዓቦር፡ ጠገይ፡ እንዴት፡ ነው?

በጣም፡ ጥሩ፡ እይደከም።

በኢትዮጵያ፡ ወሰን? ደጋው፡ ብርድ፡

በጣም፡ ብርድ፡ እይደከም።

ነው?

የአዲስ፡ አበባ፡ ነጥላ፡ ነፍተኛ፡

አዎ፡ በጣም፡ ነፍተኛ፡ ነው።

ነው?

እቅካው፡ ወሰን? ምን፡ ዓይነት፡ ኦሪ

ባቋካ፡ ጤፍ፡ በቅኩ፡ ሉፍና፡ አቀር፡

ገ፡ ይበቅካሉ?

ይበቅካሉ።

ስኩ፡ ግብርና፡ የሚሰጡ፡ ኢትዮጵያውያን

አዎ፡ ብዙ፡ ተሰጧል፡ ነኩ።

ን፡ እዚህ፡ ነኩ?

አዲስ፡ የግብርና፡ ዘዴ፡ አገሪቷን፡ ይረ

አዎ፡ የሚረዱት፡ ይመስሉኛል።

ዳ፡ ይመስሉኛል?

ጠጤና፡ ነጠቅኩ፡ እንደሆነ፡ የጎኛው፡

የጤፍ፡ እንደሆነ፡ ነው።

የተከመደ፡ ነው?

አረቆ፡ የሚሠራው፡ ነገሩን፡ ዓይነት፡ ጥራ

አገብሰ፡ ነጠቅኩ፡ ነጠቅኩና፡ ነገሩ፡ ነ

ጥራ፡ ነው?

ው።

ኮግ፡ ከምን፡ ይጠቅማሉ?

ከዚያ፡ በጣም፡ ጥሩ፡ ነው።

ኮከብ፡ ከዚያ፡ የሚሆኑ፡ ምን፡ ዓይነት፡

ሉፍ፡ ተጠቅሞና፡ ገሎ፡ ናቸው።

እህሎች፡ ነኩ?

ጥያቄ

መልስ

እነዚህ የዛይት እህሎች የት በታ።
ይበቅካሉ?

በብዙ በታዎች ይበቅካሉ።

ከመሆኑ ገብሎዎች እነዚህን የዛይት
እህሎች ወደፊት በብዙ ማብ
ቀስ ይፈልጋሉ?

እዎ፣ ማብቀስ የሚፈልጉ ይመስላኛ
ሉ።

ከጌዳም ወደ በገምድር እህል በ
ጁንግ ልጎችሁ ተውቃኝሁ?

እንዳንዴ እንልግሃለን።

የዛይት እህሎችን ወደ ውጭ ከገር
ትሸግካችሁ?

እዎ፣ እንሸግሃለን።

ከዳቦ የሚሆኑ እህሎች የትኞቹ
ናቸው?

ሰንዴና ከጁ ናቸው።

ጤፍ ከኢትዮጵያ ውጭ የተወቀ
እህል ነው?

ከኢትዮጵያ ውጭ የተወቀ ከይመስሉ
አንዳም።

ነገራችሁ ገቀካ፣ ከቀር፣ ሰንዴ፣ ከጁ
ና ገብሰ፣ ይበቅካሉ።

እዎ፣ ማናቸውንም ዓይነት እህል
ይበቅካሉ።

የመሬትህ ወሰን ሸከቆው ነው?

እዎ፣ ወሰኑ ሸከቆው ነው።

ግራችሁ በት ከገር ዓየር ጠገይ
በጣም ንፋ ነገር?

እዎ፣ በጣም ንፋ ነገር።

ገደጋውና ከቆካው ዓየር ጠገይ የት
ኛውን ወደድኸው?

የደጋው ዓየር በጣም ቀዝቃዛ ከሆነ ነገር
እኩወደድሁትም። የቆካው ግን

ሰከሚሞቅ ደህና ነገር።

ገዝቅተኛው በታ ውሰን ጥሬ ጥሬ
ማብቀስ ይቻላል?

እዎ፣ ብዙ ዓይነት ጥሬ ጥሬዎች ማብ
ቀስ ይቻላሉ።

ጥያቄ

ግብርና፡ በጣም፡ ጥሩ፡ ሥራ፡ ይመስሉኑ
ከ?

ጤና፡ ከኢትዮጵያ፡ ወደ፡ ውጭ፡ ከገር፡
ይሸጣከ?

በኢትዮጵያ፡ ውስጥ፡ ብዙ፡ ኑግ፡ ተከገ
ና፡ ጉሎ፡ ይበቅካሉ?

ያሜሪካ፡ ሕዝብ፡ ፍራፍሬ፡ መብካት፡
ይወዳሉ?

ያገደ፡ ወንዝ፡ ነገሶች፡ እንደሚመኑ፡
ታውቀካችሁ?

ገገዬ፡ ወንዝ፡ ካይ፡ ብዙ፡ መርከቦችና፡
ጌራገዎች፡ ይሄዳሉ?

ኢትዮጵያ፡ ወደ፡ ውጭ፡ ከገር፡ የምትሾ
ጣፋው፡ ቆይታዎች፡ ምን፡ ዓይነት፡
ናቸው?

ኢትዮጵያ፡ ጌራገዳ፡ መርከብ፡ ጎረቤት
ች?

ከወይናደጋና፡ ከቆካ፡ ዓየር፡ የትኛውን፡
ይወዳሉ?

ከሜሪካ፡ ውስጥ፡ ጓብረት፡ ክከህ?

መልስ

ከዎ፡ በጣም፡ ጥሩ፡ ይመስሉኛል።

የከም፡ ከገር፡ ውስጥ፡ እንዴት፡ ወደ፡ ውጭ፡
ይሸጥሩ።

ከዎ፡ ብዙ፡ ዓይነት፡ እይታዎች፡ ይበቅ
ካሉ።

ከዎ፡ በጣም፡ ይወዳሉ።

የከም፡ ከዓውቅም።

የከም፡ ከይሄዱም።

ብዙ፡ ልዩ፡ ልዩ፡ ዓይነት፡ ናቸው።

ትንንሽ፡ ጌራገዎች፡ መሥራት፡ ችግራቸው።
መርከብ፡ ግን፡ መሥራት፡ ከችሉም።

ከ፣ የወይናደጋው፡ ዓየር፡ ይስማማኛል።

ብዙ፡ ከይደረገው፡ እንዴት፡ ክከህ።

ድርሰት

ኪትሎድያ፡ በኪንዲስትሪ፡ የተራመድኛ፡ ንገር፡ ሰካሪሆነኛ፡ ክጠዛኛው፡ ሕዝቧ፡ የሚኖረው፡ በግብርና፡ ነው። ነመቶ፡ ዘጠና፡ ኢምሰት፡ የሚሆነው፡ ሕዝብ፡ በርሻ፡ ካይ፡ ይገኛል።

ያሁኑ፡ የርሻ፡ ዘዴ፡ ነጥጥ፡ በግም፡ የተሻሻከ፡ ሆኖክል። ገንዳንድም፡ በ ታዎች፡ ገበሬዎች፡ የጥጥ፡ ዘዴዎች፡ ይጠቀሙገኛዎል። ገብዛኛዎቹ፡ በታዎ ች፡ ግን፡ ገበሬዎች፡ ክዲሉን፡ የርሻ፡ ዘዴ፡ በሰፊው፡ ይሠሩበታል። ሆኖም፡ ክዲ ሉን፡ የርሻ፡ ዘዴ፡ በጠቅካይ፡ ግዛቶቹ፡ ሁሉ፡ ስማስፋፋት፡ ብዙ፡ ጊዜ፡ ያሰፈልጋል።

የኪትሎድያ፡ ገበሬዎች፡ ሁሉን፡ ዓይነት፡ ክህሎት፡ ስማስፋፋት፡ ይገኛሉ። ክጠዛኛዎቹ፡ ግን፡ የሚያበቅኩት፡ ክህሎት፡ ጤና፡ ገጭካ፡ ክተር፡ ሰንዴ፡ ክጃ፡ ገብሰ፡ በቅኩና፡ ክነዚህን፡ የመሳሰሉ፡ ናቸው። ደግሞ፡ ከዘይት፡ የሚሆኑ፡ ሌሎች፡ ክህሎቶች፡ ይበቅካሉ።

ጥያቄዎች

- ኪትሎድያ፡ በኪንዲስትሪ፡ የተራመድኛ፡ ንገር፡ ነኝ?
- በኪትሎድያ፡ ውስጥ፡ ዋና፡ ሥራ፡ ምንድን ነው?
- ያሁኑ፡ የርሻ፡ ዘዴ፡ ክንዴት ነው?
- ገበሬዎች፡ የጥጥ፡ ዘዴ፡ ይጠቀሙበታል?
- ክዲሉ፡ የርሻ፡ ዘዴ፡ በኪትሎድያ፡ ውስጥ፡ ይሠራበታል?
- የኪትሎድያ፡ ገበሬዎች፡ ምን፡ ያበቅካሉ?
- ሰካሪት፡ የክህሎት፡ ክይነቶች፡ ዳኛ?
- ምን፡ ዓይነት፡ የዘይት፡ ክህሎት፡ ገጭካ፡ ውስጥ፡ ይበቅካል?

ሠካሳ፡ ዘጠነኛ፡ ትምህርት

ጓግግር

ጁን

ከቶ፡ ገበያ፡ የኢትዮጵያ፡ ገበሬዎች፡ ም

ን፡ ዓይነት፡ ፍራፍሬ፡ እንደሚያገ

ቅኩ፡ ኢንግራች፡ ይቻላል?

ገበያ

ከዎ፡ እንደሌሎች፡ ሙዝ፡ ገበሬዎች፡ ነገር

ትርጓሜ፡ መንገድ፡ ፓፓያ፡ ሮማ

ን፡ ወይን፡ ያኩትን፡ ፍራፍሬዎች፡

ያጠቅሳሉ።

ከዚህም፡ በካይ፡ በጣጣ፡ ውስጥ፡ እን

ደ፡ እንደሌሎች፡ ቀን፡ ያኩ፡ ፍራፍሬዎች፡

ይጠቅሳሉ።

እንደሌሎች፡ በጠላት፡ ጠቆና፡ ዓይነት፡ ይ

ክፈላሉ።

ጁን

ጠላት፡ ጠቆና፡ ዓይነት፡ እንደሌሎች፡ ያገ

ቅላሉ?

ገበያ

በጣጣ፡ ጠላት፡ ዓይነት፡ እንደሌሎች፡ ያ

ሆነው፡ ሆኖ፡ ገመገሜ፡ ይገኛል፡ ነገር

ት፡ ለጣጣ፡ ሂሳብ፡ ጠቆና፡ ጠቆና፡ ጠቆና፡

ዓይነት፡ ደግሞ፡ ይጠቅሳሉ።

ጁን

ገበሬዎች፡ ከነዚህን፡ ነገሮች፡ አመሽጥ፡

ነው፡ ወይስ፡ አሌላቸው፡ ምንጣ፡

ነው?

ገበያ

አን፡ ዛሬ፡ ድረስ፡ አሌላቸው፡ ጠቆና፡

ነበር። ከሁን፡ ግን፡ አመሽጥ፡ ማገገ

ቀኑ፡ ይመረጣል።

ጁን

አመሽጥ፡ ኢትዮጵያ፡ ውስጥ፡ ጠላት፡ እን

ደ፡ ጠቆናዎች፡ ክሉ?

ገበያ

ኢትዮጵያ፡ በኢንዱስትሪ፡ የሰነድ፡ ጠቆና

ገር፡ ስካፊሆኖች፡ ጠላት፡ ኢንዱስትሪ

ዎች፡ ክሉን፡ ጠቆና፡ አመሽጥ፡ ክሉን

ደ፡ ይመረጣል። ሆኖም፡ ከንግድ፡

ትንጋሽ፡ ኢንዱስትሪዎች፡ ክሉ፡

ክሉ፡ ይገኛሉ።

ጅን

ከምሳኔ፡ ምን፡ ምን፡ ያይነት፡ ኢንዱስትሪዎች፡ ክሉዎችሁ?

ነበዩ

የጥጥ፡ የጣጣ፡ የሱጎር፡ የምስጢር፡ የሰሙና፡ የመጠጥና፡ የጠሰኩት፡ ኢንዱስትሪዎች፡ ክሉን።

ጥያቄና፡ መልስ

ጥያቄ

ከደቡብ፡ ከባላ፡ ከተማ፡ ከቅሬታ፡ ጠሰኩት፡ የሚሠሩት፡ ኢንዱስትሪዎች፡ ክሉ?

መልስ

ከዎ፡ ክሉ።

ከሚሪን፡ ውስጥ፡ በጎባርጠጠት፡ ጊዜ፡ ጠሰኩት፡ ኢንዱስትሪዎች፡ ገብተዋል?

ከዎ፡ ጠሰኩት፡ ትኩረት፡ ኢንዱስትሪዎች፡ ገብተዋል።

ከገብተዋል፡ ክገሮች፡ መገኘት፡ በኢንዱስትሪ፡ በጣም፡ ክፍ፡ ያሉ፡ ማን፡ ነው?

ክሉ፡ ከገብተዋል፡ ክገሮች፡ በኢንዱስትሪ፡ በጣም፡ ክፍ፡ ያሉ፡ ከሚሪን፡ ነው።

ክገርህ፡ ክጥጥ፡ ክሁን፡ ጠሰኩት፡ ኢንዱስትሪዎች፡ ክሉዎች?

ከዎ፡ ጠሰኩት፡ ኢንዱስትሪዎች፡ ክሉዎች።

የጣጣርና፡ ሥራ፡ ክገርህ፡ ውስጥ፡ ክሰሩት፡ ህጋዊ፡ ህጋዊ?

ከዎ፡ ክጥጥ፡ ክሁን፡ ክሰሩት፡ ህጋዊ፡ ህጋዊ።

ከኮሚሽንና፡ ክጎርብ፡ ክጥጥ፡ የሚሠሩት፡ ሥራ፡ መጠጠጥ፡ ክሉ?

ከዎ፡ ጠሰኩት፡ ክፍ፡ ክፍ፡ መጠጠጥ፡ ያሉ፡ ሁሉ።

ከኮሚሽንና፡ ትርጉም፡ ያመጣሉኑ?

የከጣም፡ በጣም፡ የተከፈሉ፡ ፍሬዎች፡ ናቸው።

ጥያቄ

መልስ

ብዙ፡ ብርቱኅን፡ የሚያበቅሉ፡ ገበሬ፡
ደህና፡ ገንዘብ፡ ማግኘት፡ ይቻላል፡
ይመስሉላሉ?

አዎን፡ ብርቱኅን፡ ብዙ፡ ገንዘብ፡ ኪያ
መጣ፡ ይቻላል።

ትርጓሜ፡ መንገድ፡ ብርቱኅን፡ ፓፓያ፡
ሮማን፡ በየጠቅካይ፡ ግዛቱ፡ ይገኛ
ኩ?

ሁኑም፡ አንድ፡ ጠቅካይ፡ ግዛት፡ ውስጥ፡
እየበቅኩም። ሆኖም፡ በየጠቅ
ካይ፡ ግዛቱ፡ ሲያገኙ፡ አንድ፡ ዓይነ
ት፡ ፍሬ፡ ይገኛበታል።

ገበሬዎች፡ እንደሌላ፡ ቀጋ፡ በብዙ፡ ይታ
ክካሉ?

አንዳንድ፡ ገበሬዎች፡ ጥቂት፡ እንደሌላ፡
ቀጋ፡ ይታክካሉ።

ገበሬዎች፡ ጎመን፡ ድንች፡ ነገራት፡ ሶካ
ጣ፡ ለመጥፋት፡ ይገባ፡ ያበቅካሉ፡

አዎን፡ ብዙ፡ ገበሬዎች፡ እንደሌላ፡ አቶ
ክላቶች፡ ያበቅካሉ።

ጥጥ፡ ከውጭ፡ አገር፡ ትገዛካችሁ፡ ወይ
ስ፡ ከውጭ፡ አገር፡ ትገዛካችሁ?

አዎ፡ ከውጭ፡ አገር፡ እንገዛለን።

የኩሚ፡ ጭማቂ፡ መጠጣት፡ ትፈልገህ
ይ?

የከም፡ የኩሚ፡ ጭማቂ፡ አልገዛለሁ።

ጥጥ፡ ሙዝ፡ መብላት፡ ትወዳለህ?
አሜሪካ፡ ውስጥ፡ ትርጓሜ፡ አይታይ
ታውቀህ?

የከም፡ አልገዛለሁ።
የከም፡ አይቆ፡ አይገዛለሁ።

ክላቶች፡ የብርቱኅን፡ ጭማቂ፡ ገዛለህ?

የከም፡ አልገዛለሁ። አሁን፡ መሄድ፡
መግዛት፡ እፈልጋለሁ።

የሮማን፡ የገደብ፡ ፍሬ፡ ይመሰገናሉ?
አንት፡ ዓይነት፡ ጎመን፡ ድንች፡ አንድ
ገዛ፡ ትፈልገህ?

የከም፡ የፋክሪያ፡ ልቆ፡
ሁከት፡ ዓይነት፡ ጎመን፡ ሁከት፡ ዓይነ
ት፡ ድንች፡ ግዛ።

ጥያቄ

መልስ

በሰዓት ሰዓት ሳይሆን ፍሬፍሬዎች
ትበካካህ?

ሦስት ሳይሆን ፍሬፍሬዎች ትበካካ
ሁ።

ሁሉንም ገራት በሬት ሰጥጥሩ ሁሉንም
ም ትበካካችሁ?

ሁሉንም ከይደከም። ነገር ግን ከንደን
ደ። ከትበካካን?

ኪትሶኑ ውስጥ ድንገት በየገጽው ይበ
ቅካሉ?

ምንም ከንደን በጥቂት በታዎች ገይቦ
ቅኩ ገብተኛው በታዎች ይበቅካሉ።

ገጣሚው ውስጥ ሰዓት ሳይሆን ሌላ
ክደ ደገዎች ይገኛሉ?

በውነቱ ከካውቅም።

ሠራተኛው ገብተኛውም ጋር ይወዳሉ?

ከዎን በጣም ጥሩ ነው።

ደገው ምን ሳይሆን መልኩ ከሆነ?

ብዙ ክደ ክደ ሳይሆን መልኩ ከሆነ።

የከፍተኛው ገብተኛው ጋር ይጠፍ
ጣሉ?

ከዎን በጣም ይጠፍጣሉ።

ከጣሚው ውስጥ ቀጋ ይበቅካሉ?

የከም ከኔ ከካየሁም።

ወይን ገዝተኛሁ መላካት ትፈሉ ጋካ
ችሁ?

ከዎን ከንገዛሩ ከትበካካን?

ከሬት የምትፈሉት ከንደህ ነው
ወይስ ዳቦ?

ከሬት የምትፈሉት ከንደህ ነው
ከንደህ ዳቦ ከይደከም።

ከነገሩ የገጠመው ወጥ በጣም
ይወዳሉ?

የከም ከይወደም።

ካዲሱ ዓመት ወደገርሽ ሄደሽ
የከም?

ከዎን ሄደሁ።

ከሚመጣው ዓመት ከውሮዳ ትሄ
ደ። የከም?

ከዎን ከንሄደክን?

ጥያቄ	መልስ
ትናንት፡ እናታችሁ? ክይታችሁ፡ ሆኖ ም?	ከዎ፣ ክይታናኮ።
ዛሬ፡ ሰከውጭ፡ ጉዳይ፡ ሚኒስቴር፡ ትና ገር፡ ሆኖም?	ከዎ፣ እናገራኩሁ።
ክልጅቶ፡ ጋር፡ ሸርሸር፡ መሄድ፡ ክሰብ ው፡ ሆኖም?	ከዎ፣ ክሰብያኩሁ።
በሚመጣው፡ ሳምንት፡ ትዎቻ፡ ሆኖም?	ከዎ፣ ክንዎቻኩን።
ክቶ፡ ኮማንዳ፡ ክይታሸው፡ ሆኖም?	ከዎ፣ ክይቶዎኩሁ።
በሸከቆው፡ መገንጠል፡ ሉና፡ ተክካቾ ሁ፡ ሆኖም?	ሆኖም፣ ክከተገኛለሁ።
ሸሚዝ፡ ገዝተሸከቾ፡ ሆኖም?	ሆኖም፣ ክከገዛሁ ልሂም።
ኮማንዳ፡ ተሰማ፡ ወዳዲስ፡ ክበገ፡ ሄደው፡ ሆኖም?	ከዎ፣ ሄደዎኩ።
በክሥር፡ ሰዓት፡ ሉና፡ መጠጣት፡ ክሰ በው፡ ሆኖም?	ሆኖም፣ ክከሰሱሁ።
ተማሪዎች፡ መጥተው፡ ሆኖም?	ሆኖም፣ ክከመጡም።
ገንዘብ፡ ያገኙ፡ ሆኖም?	ከዎ፣ ክገኛኩሁ።
ገንዘብ፡ ክግኝተው፡ ሆኖም?	ከዎ፣ ክግኝቻኩሁ።
ሸሚዝግባዎቻችን፡ ወደቤትህ፡ ጠርተሃቸ ው፡ ሆኖም?	ከዎ፣ ጠርቻችኋለሁ።
ነገ፡ ክደስ፡ ሸሚዝ፡ ትገዢነት፡ ሆኖም?	ከዎ፣ ክገዛህህሁ።

ድርሰት

የኢትዮጵያ መሬት፣ በጣም፣ ሃብተሃም፣ ስከሆና፣ ብዙ፣ ዓይነት፣ እንቅስቃሴ
 ችግር፣ ፍሬ፣ ፍሬዎች፣ ይበቅካሉ። ንቅናቄ፣ እንደ፣ ድንች፣ ንጋት፣ ሰከጣ፣ ሁሉ
 ሁሉም፣ ደግሞ፣ ገመገሞ፣ ይበቅካሉ። ገበያዎች፣ ጥቂቶች፣ እንቅስቃሴዎች፣
 ከሌላው፣ ምግብ፣ እያደረጉ፣ ብዙዎች፣ ይሸጣሉ።

በኢትዮጵያ ውስጥ፣ የሚገኙት፣ ፍሬ፣ ፍሬዎች፣ ብዙ፣ ዓይነቶች፣ ናቸው።
 ከምሳሌ፣ እንደ፣ ኦሚ፣ ሙዝ፣ ብርቱካን፣ ትርጉም፣ መጓደኛ፣ ፓፓያ፣ ሮማን
 ና፣ ወይን፣ የሚመጣሉት፣ ይበቅካሉ። እንዲያው፣ ጊዜ፣ ፍሬ፣ ፍሬዎች፣ እየተሸጡ፣
 ከገበያዎች፣ የገንዘብ፣ ምንም፣ ሆኖታ።

በኢትዮጵያ ውስጥ፣ የሚገኙት፣ ኢንዱስትሪዎች፣ በጣም፣ ትኩረት፣ እያ
 ደረሱም። የጥጥ፣ የጫማ፣ የሰጠ፣ የምስጢር፣ የሰሙና፣ የብረት፣ የመ
 ጠጥና፣ የቤት፣ ዕቃ፣ ኢንዱስትሪዎች፣ በብዙ፣ ይገኛሉ። ወደፊትም፣ በጣም፣
 እየተስፋፋ፣ ይሄዳሉ።

ጥያቄዎች

- የኢትዮጵያ መሬት፣ እንዴት፣ ነው?
- ምን፣ ዓይነት፣ እንቅስቃሴዎች፣ ይበቅካሉ?
- እንቅስቃሴዎች፣ ከምን፣ ይጠቅማሉ?
- ኢትዮጵያ፣ የፍሬ፣ ፍሬዎች፣ እንገር፣ ናት?
- ምን፣ ዓይነት፣ ፍሬ፣ ፍሬዎች፣ ይበቅካሉ?
- ገበያዎች፣ ፍሬዎች፣ ይሸጣሉ?
- በኢትዮጵያ ውስጥ፣ የሚገኙት፣ የኢንዱስትሪዎች፣ ስም፣ ዝርዝር፣ ዳፍ።
- እንደ፣ እንገር፣ ኢንዱስትሪዎች፣ ከመስፋፋት፣ ምን፣ ማድረግ፣ ይገባዎታል?

ክርገኛ ትምህርት

ጓግግር

ጅን

እስቲ፡ እገኛለሁ፡ ሰከ፡ ጌትዮታይ፡ ነገገ
ቶችና፡ የኢር፡ ክውሬዎች፡ ዓይነት፡
በጥቂቱ፡ ይገገሩኝ።

ነገገኛ

የጌትዮታይ፡ ነገገኞች፡ ካም፣ በሬ፣ በግ፣
ፍየሱ፣ ክህያ፣ ፈረሰ፣ በቆሎ፣ ግ
መከና፡ እናዚህን፡ የመሳሰሉ፡ ና
ቸው።

የኢር፡ ክውሬዎች፡ ደግሞ፡ ክንገሰ፣
ዝሆን፣ ቀጭኔ፣ ነገር፣ ጅገ፣ ሓ
ኑካ፣ ቀበሮና፡ እናዚህን፡ የመ
ሳሰሉ፡ ናቸው።

ነዚህም፡ በካይ፡ ክንድ፡ ውሻና፡ ድመት፡
ያሉ፡ የቤት፡ ክንከሳዎች፡ ይገኛሉ።

ጆን

እነዚህኛውን፡ ጊዜ፡ ጌትዮታይ፡ ክውሬ፡
ክገር፡ የምትሸጣቸው፡ ምን፡ ዓይ
ነት፡ ነገሮች፡ ናቸው?

ነገገኛ

ክሁን፡ ወደ፡ ሥራ፡ ከመሄድ፡ ስከቸን
ከሁ፣ ሁሉንም፡ ለዚህም፡
ጊዜ፡ የከጃም። ግን፡ ዋናዎች፡
ቡና፣ ቶካና፡ የዘይት፡ እህሎች፡
ናቸው።

ጅን

እሺ፣ ክሁን፡ ሥራ፡ ካሰፈታዎ፡ ክገፈፈ
ከግምና፡ ይገሉ፡ ጤና፡ ይሰጥክ
ኝ።

ነገገኛ

ክሚን፣ ጤና፡ ይሰጥክኝ።

ጥያቄና መከሰ

ጥያቄ

ብዙ፡ ዓይነት፡ ክንከሳዎች፡ አቤትህ፡
ውስጥ፡ ኩሉ?

መከሰ

ክዎን፣ ሁከት፡ የመሆኑ፡ የቤት፡ እን
ሰሳዎች፡ ኩሉኝ።

ጥያቄ

መልስ

እድረ፡ ውስጥ፡ እውሬ፡ እይታህ፡ ታውቃ

እዎን፡ በቀደምት፡ እንድ፡ እንበሳ፡

ከህ?

አይሁ።

የቤት፡ እንሰሳዎች፡ እድረ፡ ውስጥ፡ ያድ

የከም፡ እያድሩም። ሲያድሩ፡ የድር፡ እው

ሬኩ?

ሬዎች፡ ይበኩዎቻቸው።

ከጠዛኛውን፡ ጊዜ፡ የቤት፡ እንሰሳዎች፡

ከሱ፡ እንድ፡ እንሰሳው፡ ዓይነት፡ ነው።

ምን፡ ዓይነት፡ ምግብ፡ ይመገገኩ?

ከምሳኔ፡ ውሻና፡ ድመት፡ ከጠዛ

ኛውን፡ ጊዜ፡ ሥጋና፡ ወተት፡ ይመገ

ገኩ።

ብዙ፡ ዓይነት፡ ክጠቶች፡ ወደ፡ ውጭ፡ እን

የከም፡ እንሸጥም።

ር፡ ትሸጣካችሁ?

ገበሬዎች፡ ክጠቶችን፡ ከመሸጥ፡ ያረገ

እዎ፡ ያረገኩ።

ኩ?

ኪትዮድያ፡ ውስጥ፡ ክጠቶች፡ ማርገት፡

እዎን፡ ከጠዛኛው፡ የኪትዮድያ፡ ሕዝ

ትክቅ፡ ሥራ፡ ነው?

ብ፡ የሚኖረው፡ በርሻና፡ ክጠቶች፡

በማርገት፡ ነው።

መሸጥ፡ የምትፈክሩትን፡ እንሰሳዎ

ክገበያ፡ እንወሰድና፡ እንሸጣቸዎክን።

ች፡ የት፡ ትሸጡዎቻችሁ?

እዎ፡ ብዙ፡ ክጠቶች፡ ክኩዎቻው።

ገበሬዎች፡ ብዙ፡ ክጠቶች፡ ክኩዎቻው?

እዎን፡ ይኖሩ፡ ይመሰክሩኛኩ።

ወገ፡ ገክበት፡ ሥፍራ፡ እንሰሳዎች፡

ይኖራኩ?

ክጠቶች፡ ማርገት፡ ትክቅ፡ ጥቅም፡ እ

እዎን፡ በጣም፡ ብዙ፡ ጥቅም፡ ክኩው።

ከው?

ጥያቄ	መልስ
እንዴት ሰው፡ ሲያድን፡ በጣም መጠን ቀቅ፡ ያስፈልገዋል?	እዎን፡ በጣም መጠንቀቅ፡ ያስፈልገዋል።
ጊደኛህ፡ እንዴት ትኩረት፡ ማድን፡ ይወዳል?	እዎን፡ በጣም ይወዳል።
ይህኛው ፈረስ፡ ነዚያኛው ይበልጣል?	በጣም፡ አይደለም።
ኢትዮጵያው ሰው፡ ወጣቶች፡ አድን ያድናሉ?	አዎ፡ ትንንሽ፡ አውሬዎችን ያድናሉ።
ከወተት፡ የሚሆኑት፡ እንደሆኑት፡ በጣም ጎደቱ ምን ይሆናል?	በጣም፡ የተወቀቀው፡ ካም፡ ናት። ነገር፡ ግን፡ ግመልና፡ ፍየል፡ ደግሞ፡ ወተት ይሰጣሉ።
እርስዎ የግመልና፡ የፍየል፡ ወተት ጠጥተው ያውቃሉ?	የአም፡ ጠጥተው፡ አይደለም።
ጎደቱ፡ አውሬዎች፡ የሚገኙበትን ደር፡ ከተሰጠች፡ ትችላላህ?	የአም፡ ካሳይዎ፡ እኮች አም፡ ምክንያት ያቀም፡ ስለሚሰጥላቸው ነው።
ነገረዎንና፡ ካንበሳ፡ የቱ፡ ትኩረት፡ ነው? ቀጭን፡ የሌት፡ እንደሆነው ናት?	ካንበሳ፡ ዝሆን፡ በጣም፡ ትኩረት፡ ነው። የአም፡ የደር፡ አውሬ፡ ናት።
ኢትዮጵያው ሰው፡ የነገር፡ ቆይታ ይሸጣል?	አዎ፡ ነገር፡ ያሉ ገንዘብ ያወጣል።
ተኩረት፡ ቀበሮ ይመሰገናሉ?	የአም፡ በጣም፡ አይመሰገናሉም።
እዚህ፡ አገር፡ ጅብ፡ አይተው ያውቃሉ?	የአም፡ ነገር ግን፡ ጅብ፡ አስገራሚ፡ ጅብ፡ አይሆንም።

ጥያቄ

መልስ

እንድ፡ በጣም፡ ጥሩ፡ የወተት፡ ካም፡
ሰንት፡ ብር፡ ታወጣኮች?

እንድ፡ መቶ፡ ብር፡ ያህሉ፡ ታወጣኮች።

የርቫ፡ በጌ፡ ምን፡ ያህሉ፡ ያወጣኮ?

እሱ፡ በጣም፡ ውድ፡ ነው።

የቤት፡ እንሰሳ፡ ክርብተህ፡ ታወቃለህ?

የከም፡ እካረገሁም።

ጣመሪን፡ ነቀጭ፡ መከሰት፡ ይቻላል?

አዎ፡ ሁከቱ፡ የተከደደ፡ እንሰሰች።

ስከሆኑ፡ መከሰት፡ እስቸጋጌ፡ እይ

ደከም።

ከበቅኩና፡ ነገረሰ፡ የትኛው፡ ቅን፡

ፈረሰ፡ ሁሉጊዜ፡ ቅን፡ እንሰሰሳ፡ ይገሳ

እንሰሰሳ፡ ነው?

አ።

ከበቅኩና፡ ነገረሰ፡ የትኛው፡ ብዙ፡

በቅኩ፡ ነገ፡ ያከ፡ ገንዘብ፡ ያወጣኮ።

ገንዘብ፡ ያወጣኮ?

አመጪን፡ ውስጥ፡ እህያ፡ እይተህ፡

የከም፡ እይቆ፡ እካውቅም።

ታወቃለህ?

ያገኝህ፡ ሥራ፡ ነገሰት፡ ማርገት፡ ነው?

አዎን፡ ነገሰት፡ ማርገት፡ ነው።

እቤትህ፡ ውስጥ፡ ድመት፡ አለህ?

አዎ፡ ሁከት፡ ድመቶች፡ አሉኝ።

ውሻም፡ ጥሩ፡ ነው?

አዎን፡ በጣም፡ ጥሩና፡ ቅን፡ ነው።

ድርሰት

በኪትዮድያ፡ ውስጥ፡ ብዙ፡ ልዩ፡ ልዩ፡ ዓይነት፡ ነገሶች፡ የቤት፡ እንሰሰች
ና፡ የደር፡ እውጫዎች፡ ይገኛሉ። እንዳንድ፡ የደር፡ እውጫዎች፡ በኮከቶች፡ አገር
ቸ፡ ውስጥ፡ ስከሆን፡ እየተሸጡ፡ ወደ፡ ውጭ፡ አገር፡ ይሄዳሉ።

በጠቅላላው፣ በብዙ፣ የሚገኙት፣ ነጠቶች፣ እንደ፣ ካም፣ በሬ፣ በግ፣ ፍ
 የሌ፣ ኦህያ፣ በቅኩ፣ ፈረስ፣ ግመሬ፣ የመሳሰሉ፣ ፍቶው። እነዚህም፣ ነጠቶች፣
 ከብዙ፣ ነገሮች፣ ስከሚያገክግኩ፣ ገበሬዎች፣ ሁኑ፣ እንደነዚህ፣ ያኑ፣ ነጠቶች፣
 ከኩዎቻው።

እንዳንድ፣ ሰዎች፣ በቦታቸው፣ ውስጥ፣ ውሻ፣ ድመት፣ እንደ፣ ከማዳ፣
 ከንሰሳ፣ ያስቆምጣኑ።

ነዲር፣ ከውሬዎች፣ ዋፍ፣ ዋፍቶች፣ ከንበሳ፣ ዝሆን፣ ነጠር፣ ቀጭፍ፣
 ጅብ፣ ተኩካ ቀበሮ፣ እነዚህን፣ የመሳሰሉ፣ ፍቶው። የዲር፣ ከውሬዎች፣
 ከማዳን፣ በሕግ፣ የተከከከከ፣ በመሆኑ፣ ማንም፣ ሰው፣ ያከፈቀድ፣ ኪያድን፣
 ከይችሉም።

ጥያቄዎች

- በኪንዮድያ፣ ውስጥ፣ ነጠቶች፣ ይገኛኑ?
- የነጠቶችን፣ ስም፣ ጥራ።
- በኪንዮድያ፣ ውስጥ፣ ምን፣ ዓይነት፣ የዲር፣ ከውሬዎች፣ ይገኛኑ?
- ከምን፣ እንዳንድ፣ የዲር፣ ከውሬዎች፣ ወደ፣ ውጭ፣ ከገር፣ ይካካኑ?
- ነጠቶች፣ ከምን፣ ያገክግኩ?
- ድመቶች፣ የት፣ ይኖራኑ?
- ውሻ፣ ከምን፣ ይጠቅማሉ?
- ማንም፣ ሰው፣ ከማዳን፣ ይቻላሉ?
- ቀበሮ፣ ጅብ፣ ከሜሪን፣ ውስጥ፣ ይገኛኑ?
- በከሜሪን፣ ውስጥ፣ የሚገኙትን፣ የዲር፣ ከውሬዎች፣ ስም፣ ጥራ?

ከርባ፡ ክንደኛ፡ ትምህርት

ገግግር

ጆን

ሀኪ፡ ማዘሪያ፡ ክገክሽ፡ ያገር፡ ግዛ
ት፡ ማደከቀር፡ ክገናኚኛ።

ክጥሬተር

ክመ፡ ጋር፡ ከመገናኛት፡ ይፈክጋሉ።
ጌታዬ?

ጆን

ክከመጥት፡ ክፍኩ፡ ዋና፡ ዲሬክተር፡
ክቶ፡ ክገባድ፡ ጋር፡ ከመከጋገር፡
ክፈክጋሉ።

ክጥሬተር

ጥቂት፡ ይቆዩ፡ ክገናኝዎታሉ።

ክገባድ

ክገባድ፡ ነኝ። ማን፡ ልባሉ፡ ጌታዬ?

ጆን

ክኔ፡ ሉክ፡ ነኝ። በውኩ፡ መሠራት፡
ያዋሽን፡ ወንዝ፡ ግድብ፡ ሥራ፡ ከመ
ጂመር፡ የመጣሁ፡ ዋና፡ መሐንዲ
ስ፡ ነኝ።

ክገባድ

ክዎ፡ ክከተውሳሉ። ክንደኛዎን?

ክኩ፡ ክቶ፡ ሉክ፡ ነህ? መምጣትዎ

ን፡ በተሰፋ፡ ክንጠግበቅ፡ ነበር።

ክገርዎ፡ መቼ፡ መጡ?

ጆን

ክኢስ፡ ከበገ፡ ክገገሁ፡ ሁከት፡ ቀን፡
ሆኖኛኩ።

ዳኅግን፡ ጉዞዬ፡ በጣም፡ ሊጅም፡ ስከ

ነበርኛ፡ ስከክገመድኛ፡ ክዘህ፡ ቀዶ

ም፡ ብዬ፡ ክርስዎ፡ ዘንድ፡ ልመ

ጣ፡ ክከፍቅሁህም።

ክገባድ

ምንም፡ ክይደኩ። ክሁን፡ በቂ፡ ዕረፍ

ት፡ ክገኙ?

ጆን

ክዎ፡ በቂ፡ ዕረፍት፡ ክግኝቻሉ።

ክሁን፡ ግን፡ ክኢሉ፡ ያዋሽ፡ ግድብ፡

የመሠራበትን፡ ቦታ፡ ከማየት፡

ክፈክጋሉና፡ ዕረፍታዎን፡ ያዶ

ርጉኮኝ፡ ዘንድ፡ ክከምናሉ።

ክገባድ

በደስታ። ከመሆኑ፡ መቼ፡ ከመሄድ፡

ክስበዎኩ።

ጅገ

በሚመጣው ጎረቤት መገናኛታ፡

ካዲስ፡ ከባጣ፡ ከመካከት፡ ቅርጫ

ከሁ።

ክብደ

በጣም፡ ጥሩ፡ ነው። ጉዞው፡ እንዲቀና

ከዎ፡ ተሰፋ፡ እድርጋክሁ።

ዳኑ ገን፡ ከመሄድዎ፡ በፊት፡ በዚህ፡

ጎረቤት፡ ውስጥ፡ ተገናኝተን፡ ራት፡

እነሱን፡ ተገናኝተን፡ ተገናኝተን፡

መከፋፈል፡ ጎረቤት፡ እንዲቀርብ።

ጅገ

ዳኑ ጥሩ፡ ነው።

እንግዲያው፡ የሚመጥን፡ ጎረቤት፡ ያለ

ታላቅ ጥሩ፡ ጊዜ፡ ሆኖ፡ ይሄን፡

እንገናኝ።

ክብደ

መከፋፈል፡ ነው። ቅዳሜ፡ ከምሽቱ፡

በሁከት፡ ጎረቤት፡ ተገናኝተን?

ጅገ

ተሰማሚ፡ ነው።

ክብደ

እስከዚያ፡ ድረስ፡ እንዲሁ፡ መጥቶው፡

ጥያቄዎች፡ እንዲሁዎች፡ ሲጠይቁ

ኛ፡ ከመመከት፡ ፈቃድኛ፡ ነኝ።

ጅገ

እንግዲያው፡ ነገ፡ ጎረቤት፡ ጎረቤት፡ እንዲ

ሮዎ፡ ድረስ፡ መጥቶ፡ ጥያቄዎች

ን፡ ከማቅረብ፡ እንዲሁ።

ክብደ

እንጂ፡ በዚህ፡ ጎረቤት፡ እንገናኝተን።

እስከጎረቤት፡ ድረስ፡ ጠፍ፡ ይህ

ጥሩ።

ጅገ

እንገናኝ። ጠፍ፡ ይህ ጥሩ።

ጥያቄ፡ መከት

ጥያቄ

መከት

ዛሬ፡ ከጎረቤት፡ በኋላ፡ እንዲሁ፡ ዛሬ፡ ትህ

ዳክህ?

ዛሬ፡ መሄድ፡ እንዲሁ።

ጥያቄ

መልስ

ካንፋኅሽ፣ ጋ፣ ያከውን፣ ሰውዬ፣ ሰዓም፣ ታ
ውቀዋለህ?

አዎን፣ ነውቀዋለሁ።

አንታይ፣ ዘንድ፣ ደርሶህ፣ መጣህ?

የከም፣ ገና፣ አሁን፣ ስህድ፣ ነው።

ጥፋኅሽ፣ ካዲሱ፣ ክበግ፣ ስትመጣ፣ የም
ታርፈው፣ አማን፣ ዘንድ፣ ነው?

አገትዋ፣ ዘንድ፣ ይመሰከራል።

ከረፍት፣ መሄድ፣ የምትፈልጉ፣ አገታች
ሁ፣ ዘንድ፣ ነው?

አዎ፣ አገታችን፣ ዘንድ፣ ነው።

አግድሱ፣ ጋ፣ የቅመት፣ ሰዎች፣ መሐን
ዲሶች፣ ናቸው?

የከም፣ ዋናው፣ ዲሌክተርና፣ ደሐፊው፣
ናቸው።

አመሐንዲሱ፣ ዘንድ፣ ሄዳችሁ፣ ስከምን፣
ተጫዋዊታችሁ?

ስከ፣ ግድሱ፣ ነው።

አፎና፣ ለማ፣ ዘንድ፣ ያከው፣ ጋዜጣ፣ የመጻፍ
አንድሆነ፣ ታውቃለህ?

የከም፣ አንድ ቅጽ።

አመሐንዲሱ፣ ጋ፣ ያከውን፣ ጁሰግ፣ ትወ
ስዲት፣ ዘንድ፣ ማን፣ ነገራችሁ?

አንድ፣ ሴት፣ ነገራችን።

አዚህ፣ ሆቆላ፣ ውስጥ፣ አኖር፣ ዘንድ፣ ይ
ፈቀድልኛል?

አዎ፣ ይፈቀድልኛል።

ጥፋ፣ ሲኒማ፣ ታዬ፣ ዘንድ፣ ነገራችን፣ ጋር፣
መምጣት፣ ትፈልጋለህ?

አዎ፣ መምጣት፣ አንፈልጋለሁ።

አዚህ፣ ጋ፣ የወሰዳችሁትን፣ አንቀሳቃሪ
የት፣ አደረግችሁት?

አቤት፣ ውስጥ፣ አደረግኛለሁ።

አዚህ፣ ነገመጣችሁ፣ ዘንድ፣ ከምን፣ ሲኒ
ማ፣ አይታችሁ፣ አትሄዱም?

ጥፋ፣ ሲኒማ፣ ካሉ፣ አንቀሳቃሪ።

ጥያቄ

መልስ

እንዴት እንገር፡ ሃገራዊ ጥያቄ፡ ዘንድ፡ ሞት፡

ብዙ፡ ሠራተኞች፡ ያስፈልገዋል።

ማድረግ፡ ያስፈልገዋል?

በቀዳምነት፡ እሳታዎቹ፡ ጋ፡ የነገረው፡

እዋ፡ እኔ፡ ዘንድ፡ ነው።

ሰውዬ፡ ከሁኑ፡ ከገጥሞ፡ ዘንድ፡ ነው?

እዋ፡ ከሁኑ ነው።

እኛ፡ ዘንድ፡ የነገረውን፡ ሰውዬ፡ ታውቃለህ?

አይደለም?

ገጠማዊ፡ ይህንን ነገር፡ ዘንድ፡ የነገረሁት፡

የሆነው፡ ዛሬ፡ ከሆሎኮስቶስ ጋር።

ሰውዬ፡ ከገጥሞ፡ ዘንድ፡ መጥቶ፡ ነገር?

ፎርሙ፡ ይሞክሩት፡ ዘንድ፡ ለጠላቶቻቸው?

እዋ፡ ለጠላቶቻቸው።

እድንገት፡ ውስጥ፡ እንደተኛ፡ ዘንድ፡ ፈቃድ፡

እዋ፡ ፈቃድ፡ ያስፈልገዋል።

ያስፈልገዋል?

ያስፈልገውን፡ ደግሞ ዘንድ፡ እናገኛለን፡ ዘንድ፡

አዲሲያን ስራ፡ መገንባት፡ ያስፈልገዋል።

ምን፡ ማድረግ፡ ያስፈልገዋል?

እንደተኛ፡ ዘንድ፡ ያሁኑን፡ ገንዘብ፡ ወሰድ

የሆነው፡ እስከ ወሰድ ሁኑ ጋር።

ነው?

እስከ ወሰድ ሁኑ፡ ዘንድ፡ እንደተኛ ወሰድ፡

የሆነው፡ ገንዘብ፡ እስከ ወሰድ ሁኑ ጋር። ብቻ፡

የነገረሁህን፡ መገንባት፡ ገንዘብ፡ ከሁኑ

ዛሬ፡ ክፍያ፡ በኋላ፡ እስከ ወሰድ ሁኑ ጋር።

ሰውዬ ነው?

የነገረሁት፡ ገንዘብ፡ ዘንድ፡ መገንባት፡

እንደ፡ ቀን፡ ብቻ፡ ውስጥ፡ ወደ ገርቀ፡ ተ

ሰውዬ፡ ቀን፡ ለነገረሁት?

መከሰቱ።

አሁን፡ ከመሥሪያ፡ ቤቱ፡ ተሰጥቶ፡ እሳታዎቹ፡

እናቶች፡ እገታ፡ ዘንድ፡ ሂደት።

ዘንድ፡ ሂደት?

ጥያቄ

መልስ

ጥሩ ነሽ። ንሁት፣ ኦሚን፣ ዘንድ፣ ናት?

አጎቷ ና፣ አጎሰቷ፣ ዘንድ፣ ናት።

ዛሬ፣ ምሳኝሁት፣ ትበኩ፣ ዘንድ፣ ኦሚን፣
ዘንድ፣ ኦሚን ምን?

ዛሬ፣ መሄድ፣ አንቅጥ ምን፣ ነገ፣ ግን፣ አጎ፣ ግን፣
ኦሚን፣ ይሆናል።

ዛሬ፣ አጎ፣ ጋ፣ ትመጡ፣ ዘንድ፣ ማን፣ ነገሬ
ኛሁ?

ወይዘሮ፣ ጥሩ ነሽ፣ ነገራችን።

ብዙ፣ ገንዘብ፣ አለህ?

አገልግሎት፣ የሰጥኛለሁ። ወይዘሮ፣ ግን፣ ይሆናል።
ይሆናል።

አንድ፣ የሰጠው፣ ሰጠው፣ ጠቅላይ፣ አሰጣጥ
ካ፣ ተመጣች፣ ነገር?

አንድ፣ ጠቅላይ፣ ማን፣ አሰጣጣች፣ ነገር።

ብዙ፣ የገንዘብ፣ ሰጠው፣ ጠቅላይ፣ አሰጣጣች፣ ገንዘብ
ጭቀኛህ?

አሰጣጣች፣ ጭቀኛህ፣ አሰጣጣችሁ።

ፎቃውን፣ አሰጣጣችሁ፣ መቼ፣ ትመጣህ?

ነገ፣ ጊዜ፣ አሰጣጣችሁ፣ አሰጣጣችሁ።

ዛሬ፣ ነገሩን፣ በኋላ፣ ጊዜ፣ ጠቅላይ፣ አሰጣጣችሁ፣
አሰጣጣችሁ፣ ጠቅላይ፣ አሰጣጣችሁ?

አሰጣጣችሁ፣ አሰጣጣችሁ፣ ጠቅላይ፣ አሰጣጣችሁ፣
ምን።

ድርሰት

አንድ፣ የሰጠው፣ የሰጠው፣ አሰጣጣችሁ፣ አሰጣጣችሁ፣ ጠቅላይ፣ አሰጣጣችሁ፣
ጠቅላይ፣ አሰጣጣችሁ፣ ጠቅላይ፣ አሰጣጣችሁ፣ ጠቅላይ፣ አሰጣጣችሁ፣ ጠቅላይ፣ አሰጣጣችሁ፣
ጠቅላይ፣ አሰጣጣችሁ፣ ጠቅላይ፣ አሰጣጣችሁ፣ ጠቅላይ፣ አሰጣጣችሁ፣ ጠቅላይ፣ አሰጣጣችሁ፣

አሰጣጣችሁ፣ ጠቅላይ፣ አሰጣጣችሁ፣ ጠቅላይ፣ አሰጣጣችሁ፣ ጠቅላይ፣ አሰጣጣችሁ፣
ጠቅላይ፣ አሰጣጣችሁ፣ ጠቅላይ፣ አሰጣጣችሁ፣ ጠቅላይ፣ አሰጣጣችሁ፣ ጠቅላይ፣ አሰጣጣችሁ፣

ክርግ፡ ሁከተሮ፡ ትምህርት

ንግግር

ክበደ

እንጂን፡ ደህና፡ መጡ። ከገሩን፡ ተካመዱ

ት?

የሐንሰ

ሞንም፡ ክህክ። ገሩ፡ በመካመድ፡ ካይ፡

ነኝ።

ክበደ

በወምበሩ፡ ካይ፡ ይቀመጡ።

የሐንሰ

እግዚአብሔር፡ ይስጥህኝ። እንደሰማ

ሁት፡ ያዲስ፡ ክበግ፡ ዓየር፡ በግም፡

መክኘም፡ ነው።

ክበደ

በረድ፡ ጠቻ፡ የሐንም፡ እንጂ፡ ዓየሩስ፡ በ

ግም፡ ክስደሰኝ፡ ነው።

ከመሆኑ፡ ሻይ፡ ወይስ፡ ጉሩ፡ ይምጣልዎ

ት።

የሐንሰ

ጉሩ፡ ክመርጣሁ። ክመሰግናሁ።

ክበደ

ጉሩው፡ ክስገመጣ፡ ድረስ፡ ስካዎሽ።

ወንዝ፡ ግድብ፡ ያኩዎትን፡ ጥያቄዎች።

ኪጠይቁኝ፡ ይችላሉ።

የሐንሰ

ከግድቡ፡ የታቀደው፡ በታ፡ በግም፡ ተሰ

ማሚ፡ መሆኑን፡ ክከመሆኑን፡ ክካ

ውቅም። ምን፡ ይመስልዎታል?

ክበደ

ያዎሽ፡ ወንዝ፡ ሸክቆ፡ በደንብ፡ ውሃ፡ ነገ

ገኘ፡ በግም፡ ከም፡ ይሆናል፡ ተብ

ኩ፡ የሚገመት፡ በታ፡ ነው።

ዳሩ፡ ግን፡ ውሃ፡ ገክማግኝቱ፡ ሸክቆው፡

ገጠር፡ ሆኖ፡ ቀርቷል።

በታውን፡ ሂደው፡ ገዶት፡ ጊዜ፡ የሸክቆ

ውን፡ ሃብታምነት፡ ኪረዱት፡ ይችላ

ሉ።

የሐንሰ

የኪትሶድያ፡ መንግሥት፡ ግድቡን፡ ከመ

ሥራት፡ ያሰበው፡ ከመሰኖ፡ ጠቻ፡ ነ

ው፡ ወይስ፡ ክክትሪክ፡ ኃይል፡ ጭ

ምር፡ ነው።

ከበደ

ከግዜው፡ የመንግሥቱ፡ ዋና፡ ዓክማ፡ ከመ

ሰዓ፡ ብቻ፡ ነው።

ከዚያ፡ በኋካ፡ ኪኻኻል፡ የመገገውን፡

ነገር፡ እናሰግክን።

ነገር፡ ግን፡ እሌከዎ፡ በታውን፡ እንገንታው፡

በመመጣብት፡ ጊዜ፡ እሰተያየትዎ

ን፡ በጠጋርዎ፡ ካይ፡ እንደገልጹልን፡

እንገልገላለን።

ጥያቄና፡ መልስ

ጥያቄ

መልስ

ኛግርህን፡ ከመን፡ ልትነግረው፡ ትፈልጉኛል

ህ?

ምናልባት፡ ከገክላት፡ እንግራት፡ ይሆናል።

ልጅሽን፡ ከመገባቸው፡ በኋካ፡ እነገራሽን፡

ወደ፡ ሲኒማ፡ ለት፡ መሄድ፡ ትፈልጉ

ጊያክሽን?

እዎ፡ ነገንተ፡ ጋር፡ መሄድና፡ ሲኒማ፡ ማየ

ት፡ በጣም፡ ደስ፡ ይከኛል።

የሰጠህን፡ ሱና፡ በጣም፡ ጣፋጭ፡ ነገር?

ጥሬ፡ መዝ፡ በጣም፡ መጠጠ፡ ነው?

የኢትዮጵያ፡ ድምፅ፡ የመገኘት፡ ጊዜጣ፡

የመዳኔው፡ ኢትዮጵያ፡ ውስጥ፡ ነው?

ሳከፈረን ሳይ፡ እንገር፡ እንድንታወጠካችሁ፡

ሴትዎዎን፡ ጠየቃችኋት?

እዚህ፡ መንደር፡ የመገናኛትን፡ ሰዎች፡ ስን

ም፡ በመኩ፡ ታውቃህህ?

እዎ፡ በጣም፡ ጣፋጭ፡ ነገር።

በጣም፡ መጠጠ፡ እያደከም።

እዎ፡ እደስ፡ እገባ፡ ከተማ፡ ውስጥ፡ ነ

ው።

እዎ፡ ጠርቶናታል። ምናልባት፡ ነገ፡ ት

መጣና፡ ታወጠክን፡ ይሆናል።

እዎ፡ እውቃህሁ።

ጥያቄ

መልስ

ያቶ፡ ከመገን፡ ሃብተምኅን፡ የሰማይ፡ ነገ

ገገደኛዬ፡ ሰማሁ።

የቶ፡ ነው?

ግድቡ፡ የሚያስፈልገው፡ ከመስኖ፡ ነው።

ከሁከቱም፡ ኪሆን፡ ይቻላል።

ወይስ፡ ከከትፊት?

ወደ፡ ከሚገኝ፡ የምትሄድ፡ ብቻይን፡

የከም፡ ከክስቲና፡ ከጉቲ፡ ጭምር፡ ነገ፡

ነው?

ጋር፡ ይሄዳሉ።

ትምህርታችሁን፡ ነገረሁችሁ፡ በኋላ፡

ወዳገጠችን፡ ተመልሱን፡ ከመንግሥታችን፡

ዓካማችሁ፡ ምንድን፡ ነው?

ከመሥራት፡ ነው።

ስከ ትናንቱ፡ የግግር፡ ከሰባላቸው፡ ምን

እኔ፡ በጣም፡ ጥሩ፡ የግግር፡ ይመስከኛ

ድን፡ ነው?

አ።

ከንቱ፡ ሰላሳ፡ ምን፡ ዓይነት፡ ሌጋር፡ ትሰ

እኔ፡ ደህና፡ ሌጋር፡ አስጠክሁ።

ጣካይ?

ከሴትህ፡ ከጠገብ፡ ምንጭ፡ አካ?

ከዎን፡ ከንድ፡ በጣም፡ ትኩረት፡ ምንጭ፡ አካ።

ያዲሱ፡ ከጠገብ፡ ከተማ፡ አሰባሰቡ፡ ሄድ?

ከዎ፡ ተሰጥቶቷል።

ዋጋው፡ ከከሥር፡ ብር፡ ሲያገኝ፡ ትገዛዎክ

ከዎ፡ አገዛዎክሁ።

ይ?

ሲያገኝ፡ ከሥር፡ ብር፡ ይመስሉክህ

ከዎ፡ ከሥር፡ ብር፡ ልትሻገሩ፡ ትች

ክ?

ካካይ።

የሰውቶው፡ መልኩን፡ ከንድት፡ ያካ፡ ነው?

በጣም፡ ቀይ፡ ነው።

ከምን፡ ከማ፡ አንድመጣ፡ ከትፊት፡ ግም?

ሥራ፡ ሰላማያስፈልገው፡ ነው።

የከማ፡ ሴት፡ ትኩረት፡ ነው?

ምንም፡ አይደለ።

ትናንት፡ የጠካችሁት፡ ሌት፡ ጥሩ፡ ነገር?

ምንም፡ አይደለ።

ጥያቄ	መልስ
ሰዓትህን፡ ወደድህረት?	ምንም፡ ክትሉ።
የክደስ፡ ክበገ፡ ሕዝብ፡ ግምት፡ ብዙ፡ ነው?	ምንም፡ ክይሉ።
ልጆቻዎ፡ ተሻካቸው?	ምንም፡ ክይሉ።
ራስዎን፡ ተሻካዎት?	ምንም፡ ክሉክ።
ቀኑ፡ ብርድ፡ ነው?	ምንም፡ ክይሉ።
ዋሽንግተን፡ ሙቀት፡ ነው?	ምንም፡ ክይሉ።
ከተማዎ፡ ክየተሰጥሩት፡ ሂደት?	ምንም፡ ክትሉ።
ዳቦው፡ ጣፋጭ፡ ነው?	ምንም፡ ክይሉ።
ከጠላቶችህ፡ ደህሩ፡ ልጅህ?	ምንም፡ ክትሉ።
ደህሩ፡ ልጅህ?	ምንም፡ ክትሉ።
ዓይንህን፡ ተሻካህ?	ምንም፡ ክሉክ።
ጥሩ፡ ተማሪዎች፡ ልጅህ?	ምንም፡ ክይሉ።

ድርሰት

- የሐንገል፡- የኪትዮድያ፡ ገበሬዎች፡ በጣም፡ ብርቱ፡ መሆናቸውን፡ ክውቃክሁ።
ክሁን፡ ክብዛላቸው፡ ገበሬዎች፡ የት፡ ክንደሚኖሩ፡ ልትገባላችሁ፡ ትችላኩህ?
- ከሙ፡- ብዙዎች፡ ገበሬዎች፡ በራሻቸው፡ ክጠገብ፡ በሚገኙት፡ በትንገት፡ መገደ
ሮች፡ ሙስጥ፡ ይኖራሉ።
- የሐንገል፡- ከብት፡ ክርባ፡ በሰፊው፡ በኪትዮድያ፡ ሙስጥ፡ ይገኛል?
- ከሙ፡- ክዎን፡ ግማሾች፡ ገበሬዎች፡ የሚገኙት፡ በክርባ፡ ሲሆን፡ ግማሾች፡ ደግሞ፡
በብት፡ በሚገኙት፡ ነው። ከመሆኑ፡ ወደዚህ፡ ክገር፡ ክመጣህ፡ ጅምር፡
ከብትች፡ ክይተህ፡ ክታውቅም?

የሐንሰ:- ብዙ ክብሮች፣ በየመንገዱና በየጋራው፣ ከጠገብ፣ ከይቻካሁ። ከመሆኑ፣ ገበሬዎች፣ ክብሮቻቸውን፣ ከንዴት፣ ከድርገው፣ ይጠብቃሉ?

አማ:- ከዴሉ፣ የክብት፣ ክርብ፣ ዘዴ፣ በሰፊው፣ ስካጥተክመድ፣ ከብዛኛዎች፣ ገበሬዎች፣ ክብሮቻቸውን፣ በረኛ፣ ያስጠብቃሉ። ይህ፣ የቀድሞ፣ ልማድ፣ ሰከሆነ፣ ገበሬዎች፣ በቀካሉ፣ ኪተውት፣ ከይቻሉም።

የሐንሰ:- የኪትዮድያ፣ ኪነኖሚ፣ የተመሠረተው፣ በርሻ፣ ካይ፣ ሰከሆነ፣ ሰከኪትዮድያ፣ ገበሬዎች፣ ማወቅ፣ በጣም፣ ይጠቅማሉ። በሰፊው፣ ሰከሰረዳኝን፣ ከመሰጠት፣ ደህና፣ ዋል።

አማ:- ከሚን፣ ደህና፣ ዋል።

ጥያቄዎች

የኪትዮድያ፣ ገበሬዎች፣ ከንዴት፣ ናቸው?

ከብዛኛዎች፣ ገበሬዎች፣ የት፣ ይኖራሉ?

ክብት፣ ክርብ፣ በኪትዮድያ፣ ተሰፋፍቷል?

ክብሮች፣ የሚገኙበት፣ በታ፣ ወዴት፣ ነው?

የክብሮች፣ ከጠገብ፣ ከንዴት፣ ነው?

የኪትዮድያ፣ ክብት፣ ክርብ፣ ዘዴ፣ በኪትዮድያ፣ ውሰን፣ ተሰፋፍቷል?

ብዙ፣ ክርካሮች፣ በኪትዮድያ፣ ይገኛሉ?

የክርካሮች፣ ዋና፣ ሥራ፣ ምንድን፣ ነው?

ገበሬዎች፣ የሚገኙበት፣ የቀድሞ፣ ልማድ፣ ምንድን፣ ነው?

በኪትዮድያ፣ ውሰን፣ ብዙ፣ የቀድሞ፣ ልማድ፣ ክሉ?

ከኪትዮድያ፣ ኪነኖሚ፣ መሠረት፣ የሆነው፣ ምንድን፣ ነው?

በኪትዮድያ፣ ክገር፣ ውሰን፣ የርሻ፣ ሥራ፣ ከማሰፋፋት፣ ምን፣ ማድረግ፣ ያስፈልጋል?

እርግጥ፡ ሦስተኛ፡ ትምህርት

ንግግር

የሐንሰ

ከግድግድ፡ መሥሪያ፡ የሚያስፈልጉትን፡
መሣሪያዎች፡ ነገሶች፡ እናስመጣለን?

ክብሩ

የሚያስፈልጉት፡ መሣሪያዎች፡ ሁሉ፡ ነገሩ
ርመን፡ እገር፡ እንደገዛ፡ ተዋውክ
ናል።
ጥቂቶቹ፡ ደርሰውን፡ በመጋዘናችን፡ ው
ሰን፡ ይገኛሉ።

ከጉዞዎ፡ በሚመከሩበት፡ ጊዜ፡ መሣ
ሪያዎቹን፡ ጠናቅቆ፡ እንገኛለን።

የሐንሰ

ኪሠጠው፡ የቀቀደው፡ ግድግድ፡ ያዋሽን፡ ወ
ንዝ፡ ሸክቆ፡ በመካ፡ ውሃ፡ አሳጣጥ
ጣት፡ የሚችሉ፡ ይመስሉዎታል?

ክብሩ

እሁን፡ የሚሠጠው፡ ግድግድ፡ የሸክቆ
ውን፡ ሦስት፡ እሴተኛ፡ የሚሆነው
ን፡ መሬት፡ ውሃ፡ እንደገጠጣ፡ ተ
ሰኑ፡ እናደርጋለን።

ወደፊት፡ ደግሞ፡ ነዚህ፡ የበከጠ፡ ግድ

ግ፡ እንደሠራ፡ ታስቦክል።

የሐንሰ

ከመሃዲ፡ በሬት፡ የግድግድን፡ ሥራ፡ የሚ
ያመክታውን፡ ነገር፡ አሳጥቶ፡ እፈ
ልጋለሁ።

የሚቻሉ፡ ከሆነ፡ እንደ፡ ነገር፡ ሲሰጡን፡

በግም፡ እወድ፡ ነበር።

ክብሩ

እንደ፡ ነገር፡ ጠንቅቆ፡ እንገኛለን።

ነዚህ፡ ሲወጡ፡ ወደ፡ መሐንዲስ፡ ትፋ

ል፡ ይሄደዳ፡ እንገኛለን፡ ተሰማን፡ እንደ፡

ነገር፡ ይጠይቁን።

እኔም፡ እጠራውና፡ እንደ፡ ነገር፡ እንገ

ዲያዘጋጅላቸው፡ እስተውሰዋለሁ።

የሐንሰ

ሰከ፡ እርዳታዎና፡ ሰከ፡ እቀረጡን፡ መ

ልግም፡ እሰጥ፡ በግም፡ እመሰግን

ዎታለሁ

ነገሩን፡ እንደተመከሰሁ፡ እጠራዎታለሁ።

ነበብኩ

ደግ፡ ነው። ሥራዎ፡ እንደ ነገሩ ወንጌል።
ሙኩ፡ ተሰጥ፡ እደረጋኩሁ።
ከጌት፡ የተቃጠርኩት፡ ቀጠሮ፡ እንደ ይ
ዘንገት።

የሐንሰ

እከዘነጋግ። በዚያው፡ ሰዓት፡ እንደገና።
ሆኖ፡ እጠጥቅዎታኩሁ

ነበብኩ

መጠንግ። ነው። ደብኩ፡ ጤና፡ ይሰጥ
ከኛ።

የሐንሰ

እጠጥ፡ ጤና፡ ይሰጥኩኛ።

ጥያቄና፡ መጠን

ጥያቄ

ከጌህ፡ ወደ፡ እጠጋህ፡ የሄደው፡ ሰከ።
ነገሩ፡ እርግጥ፡ ከመጣር፡ ነው?
ነገ፡ ጋር፡ ወደ፡ ጋጠው፡ መሄድ፡ ትሬ
ከጋካኛሁ?
የነገሩን ችህ፡ እረኛ፡ ገርቶ፡ ሰው፡ ይመ
ሰካጠ?
ቀድሞ፡ የተመሠረተውን፡ ነገሩን፡ ሂደ
ኛሁ፡ ታዲያካኛሁ?
የሕዝብ፡ ጤና፡ እጠጥብኛ፡ ሥራ፡ እየ
ተሰጥ፡ ሂደ?
የድህረት፡ መሣሪያ፡ የሚሸጥበት፡ ሰ
ቅ፡ ታውቃኩህ?

መጠን

የከግ፡ መሐንዲስነት፡ ከመጣር፡ ነው።
ነገሩን፡ በኋላ፡ ገንዘብ፡ እጠጋህ።
እንደሆነ?
ከግ፡ በጣም፡ ገርቶ፡ ሰው፡ ነው።
ከግ፡ እንደሆነ፡ እናየዋለን።
ከግ፡ ነገሩን፡ ከሁን፡ ተሰጥ፡ ግ
ቷ።
ከግ፡ እጠጥብኩ፡ ጌት፡ ከጌት፡ እንደ።
ሰካ፡ እኩ።

ጥያቄ

መልስ

ገንዘብ ለማግኘት ልጅ ልጅ መሳሪያዎች:

ፈቃድ፣ ገንዘብ፣ መግዛት ስፈራ ለማግኘት።

መግዛት ስፈራ ለማግኘት?

ብዙ መሳሪያዎች ለማግኘት ለማግኘት፡፡

ገንዘብ ለማግኘት ስፈራ ለማግኘት፡፡

ሚና ስፈራ ለማግኘት ስፈራ ለማግኘት?

ፈቃድ ለማግኘት።

እነዚህ መሳሪያዎች ለማግኘት ለማግኘት፡፡

እነዚህ ለማግኘት ስፈራ ለማግኘት።

ሚናዎች ለማግኘት ለማግኘት?

የመግዛት ስፈራ ለማግኘት ስፈራ ለማግኘት፡፡

እነዚህ ለማግኘት ስፈራ ለማግኘት።

ከፊት ለማግኘት?

እነዚህ ለማግኘት ስፈራ ለማግኘት፡፡

የመግዛት ስፈራ ለማግኘት ስፈራ ለማግኘት።

ፈቃድ ለማግኘት ስፈራ ለማግኘት?

ቀርቦ።

የሚና ስፈራ ለማግኘት ስፈራ ለማግኘት፡፡

በሌሎች ስፈራ ለማግኘት ስፈራ ለማግኘት።

ትኩረት ለማግኘት ስፈራ ለማግኘት?

ደግሞ ለማግኘት ስፈራ ለማግኘት።

ሚናዎች ለማግኘት ስፈራ ለማግኘት፡፡

እነዚህ ለማግኘት ስፈራ ለማግኘት።

ስፈራ ለማግኘት?

የሚና ስፈራ ለማግኘት ስፈራ ለማግኘት፡፡

እነዚህ ለማግኘት ስፈራ ለማግኘት።

እስከ ስፈራ ለማግኘት?

እነዚህ ለማግኘት ስፈራ ለማግኘት፡፡

መሳሪያ ለማግኘት ስፈራ ለማግኘት።

ድም።

የሚና ስፈራ ለማግኘት ስፈራ ለማግኘት፡፡

እነዚህ ለማግኘት።

ሥራ ለማግኘት ስፈራ ለማግኘት፡፡

የሚና ስፈራ ለማግኘት ስፈራ ለማግኘት።

ከሚና ስፈራ ለማግኘት ስፈራ ለማግኘት፡፡

የሚና ስፈራ ለማግኘት ስፈራ ለማግኘት።

ከሚና ስፈራ ለማግኘት ስፈራ ለማግኘት፡፡

እነዚህ ለማግኘት።

ጠላቶች ለማግኘት ስፈራ ለማግኘት?

ጥያቄ	መልስ
ዛሬ፡ በውጭ፡ ከገር፡ መንግሥት፡ መገዛት፡ የሚፈጠሩ፡ ሕዝብ፡ ይኖር፡ ይመሰሰ ከሃሳብ?	ከይመሰሰኩኝም።
ከግቢው፡ ውስጥ፡ ያካው፡ ትክክል፡ ለሚ፡ ለት፡ ምን፡ እንዲሆን፡ ታሰብ?	ግሚ፡ ሲኒሚ፡ ለት፡ ግሚ፡ ደግሞ፡ ም ግብ፡ ለት፡ እንዲሆን፡ ታሰብ።
ይህ፡ ደግ፡ ከሰብ፡ ይመሰሰኩኝኋል?	ከዎ፡ ደህና፡ ነው።
እንከሚን፡ ጉና፡ ከመጋባዝ፡ ወደ፡ ሆ ቲክ፡ እሂዳከሁ፡ እክክ?	ከዎ፡ እሁን፡ መሄዴ፡ ነው።
የሽንጽው፡ ወንበርና፡ ጠረጴዛ፡ በመ ካ፡ ሰንት፡ ነው?	ቁን፡ ሰንት፡ እንዲሆን፡ ከካውቅም።
ከሰብ፡ ከሚያረገው፡ ሰውዬ፡ ጋር፡ የሚ ኖሩ፡ ገዛ፡ እረኞች፡ እኩ?	ከዎ፡ በጣም፡ ገዛ፡ እረኞች፡ እኩ።

ድርሰት

ገሁት፡ ዘመን፡ ገዛ፡ ከገርች፡ በኪነኖሚ፡ ከሚደግ፡ የሕዝባቸውን፡ የኑር፡
 ደረጃ፡ ከሚገኝኩ፡ በየጊዜው፡ ገዛ፡ ጥረት፡ ያደርጋኩ።

ከነዚህም፡ ጥረቶች፡ እንደ፡ በትክክል፡ ወንጠች፡ ካይ፡ ግድግዳ፡ እየሠሩ፡ በዛ
 ሌያው፡ የሚገኘውን፡ መሬት፡ በመሰና፡ ውሃ፡ እንዲጠጣ፡ ማድረግ፡ ነው። ውሃ፡ በ
 ማጣት፡ ምክንያት፡ ገጠር፡ ሆኖ፡ ያከሰቱት፡ ሃብት፡ ይኖር፡ የነበረው፡ መሬት፡
 ገጭር፡ ጊዜ፡ ውስጥ፡ በከፍተኛ፡ ማኖቸውንም፡ ዓይነት፡ እህል፡ ፍሬና፡ እትክልት፡
 ሲሰን፡ ይታያል።

ከዚህም በኋላ ግድብ ነገ ጥቅም ከከው። ከውሃ የሚገኘው የኮትሪን፣
ኃይል፣ ኢንዱስትሪ፣ ከማቋቋም ር፣ ከማሰፋፋት በጣም ከሰፊ ነገ ፣ ነው።

ይህንን በማሰብ ከሁኑ የኢትዮጵያ መንግሥት ገገሩ ውስጥ በሚ
ገኙት በትኩረት ወንዞች ካይ ግድብ ከመሥራት ር፣ በመሰረት ውሃ በዙሪያው
የሚገኙትን ቦታዎች ከማጠጣት ከሰጠኩ።

ከምሳሌ በቅርብ ጊዜ የተፈጸመው የቅቃ ግድብ የኮትሪን ኃይል
በመስጠት ጥቅም ተውቋል።

ወደፊትም ይህን የመሰረት ግድቦች ከማቋቋም ሰጠን ለገገሩ
ኢንፎርሜሽን ግምገማ ጊዜ ውስጥ ከድገት የሕዝቡን የኑሮ ደረጃ አንድሚያ ገኛለን
ይተመናል።

ጥያቄዎች

- 1. ገንዘብ፣ ቦታዎች ውስጥ የግድብ ሥራ ከምን በጣም ከሰፊ ነገ ሆነ?
- 2. ግድብ አካላት ከገራ ሕዝብ ከሚሰጠው ጥቅም ጥቂቶችን ቀናገር?
- 3. ከሜሪን ውስጥ ብዙ ከምን ቦታ ከከ?
- 4. ኢትዮጵያ ወደፊት ነገ ግድብ ከመሥራት ትመኛለች?
- 5. በዓክም ውስጥ በትኩረት የተወቀው ግድብ የት ከገራ ነው?
- 6. ስሙስ ማን ይገኛል?
- 7. ከርስዎ ግድብ ከይተው ያውቁኑ?
- 8. ኢትዮጵያ ውስጥ የተወቀው ግድብ ማን ይገኛል?
- 9. ከሜሪን ከሁኑ አንዳከፈው ጊዜ ገገርዎ ውስጥ ግድቦች ትሠራለች?

ክርግ፡ ክሬተኛ፡ ትምህርት

ጓግግር

የሐንሰ

እንዴምን፡ ክሬ፡ ክቶ፡ ክብደ?

ክብደ

እግዚአብሔር፡ ይመስገን። ክርስቶስ፡

እንዴምን፡ ክሬ? ክተገናኘን፡ ሰነበ

ቶን።

የሐንሰ

ክርግን፡ ነው። ሥራ፡ ሰከሚበዛብን፡

ከመገናኘት፡ ጊዜ፡ ክካገንንም።

በዚህ፡ ሰሞን፡ ክመሥሪያ፡ ቤቱ፡ ፈቃድ፡

ሰከምወሰድ፡ ክትረቱያ፡ ውሰን፡

ሰከሚገኙት፡ ሐዶ፡ ሐዶ፡ የረፍት፡ 2

ዜን፡ ማሰሐፊያዎች፡ ኪነግሩኝ፡ ይ

ኝካኩ?

ክብደ

ከመገናኘት፡ የሚፈጠሩት፡ ዘመናዊውን፡

ዳይነት፡ ነው። ወይስ፡ የጥንቱን?

የሐንሰ

ሁከቱንም፡ ዳይነት፡ ቢነግሩኝ፡ ክይገባኩ

ም።

ክብደ

እንግዲያው፡ የጥንቱ፡ ዳይነት፡ የጊዜ፡

ማሰሐፊያ፡ እንዴ፡ ዋና፡ ክድን፡ ጉግ

ሰና፡ ገና፡ ናቸው።

የሐንሰ

ክብደ፡ የክትረቱያ፡ ሕዝብ፡ ክነዚህን

የረፍት፡ ጊዜ፡ ማሰሐፊያ፡ ጨዋታዎ

ኝ፡ ይውቋችኋል?

ክብደ

እንዴታ፡ በድንብ፡ ነዎ! በተከድ፡ ክድን

ና፡ ገና፡ ክክትረቱያውያን፡ ክከገኙን

ን፡ ጁምሮ፡ ክብራቸው፡ ይደገ፡ ነገር፡

ነው።

የሐንሰ

ዋናና፡ ጉግሰ፡ የቶን፡ የህይወት፡ የተከመዱ፡

ናቸው?

ክብደ

ዋናና፡ ጉግሰ፡ በጉክማሰኝ፡ መግባት፡

በጣም፡ የተወደዱ፡ ናቸው።

ጥያቄና፡ መልስ

ጥያቄ

መልስ

ከሚገኙት፡ ከየመጣችሁ፡ የተነካችሁት፡

ከዎ፣ ከይገኙት።

ዛፍ፡ ከይገኙት?

ከሄዱበት፡ ከገር፡ ከተመከሱ፡ በኋላ፡ ምን

ከጓዳችሁም፡ ሥራ፡ ከከሰራሁም።

ገ፡ ሠራ?

ሃብትህ፡ በሙሉ፡ ያለው፡ ከሚገኙት፡

የሁሁም፡ ከሰቶጋሪ፡ ከይመሰሰኩኝም።

ውስጥ፡ ከጓዳሆነ፡ ከዚያ፡ ማውጣት

ት፡ ከሰቶጋሪ፡ ከይመሰሰኩህም?

ወዳገርህ፡ ተመልሰህ፡ ስትሄድ፡ ምን

መንግሥት፡ የሚሰጠኝን፡ ሥራ፡ ከሠ

ዓይነት፡ ሥራ፡ መሥራት፡ ትፈልጉ

ራ፡ ይሆናሉ።

ጋህህ?

በሰው፡ ከመተማመን፡ በሌላ፡ መተማ

ከጓዳችሁ፡ በሌላ፡ መተማመን፡ ከሁሉ፡

መን፡ የሚሻው፡ ከይመሰሰኩህም?

ይበከጣሉ።

ዛሬ፡ ከዚህ፡ ከተማ፡ ውስጥ፡ መዋሉ፡

ዛሬ፡ ሥራ፡ ስካላላን፡ መዋሉ፡ ከጓዳችሁ

ት፡ ከካካችሁ?

ም።

ከገባችሁ፡ ከከፍተኛህ፡ ከም፡ መሬት፡ ከ

ከዎ፣ ከርግጠኛ፡ ነኝ።

መግዛት፡ ከርግጠኛ፡ ነህ?

በዚህ፡ ሰዎች፡ ውስጥ፡ ሐገገም፡ ቤት፡

የትምህርት፡ ቤቶችን፡ ዲጌስቲብ፡ ሳቸው።

ከተኛሁሁ፡ ያለው፡ ማን፡ ነው?

ው።

ገላጭው፡ ዓመት፡ ልጆችህን፡ ከሆላድኩ፡

ከዎን፣ በየጊዜው፡ ከሆላድኩ፡ ከጉበኛችሁ

ትጉበኛቸው፡ ነበር?

ው፡ ነበር።

ወንድምህ፡ ወዳገሩ፡ ከጓዳሚሄድ፡ ከር

ምናከገት፡ በሚመጣው፡ ዓመት፡ ይሄድ፡

ግጠኛ፡ ነው?

ይሆናሉ።

ጥያቄ

መልስ

ጥሩ፡ የጊዜ ማሳከፊያ፡ ቦታ፡ ለኖር፡ ክ
ብረት፡ ወይም ጥያቄ፡ ቦታ፡ ጥሩ
ድ፡ ነበር?

ክዎ?፡ በደስታ፡ ክፋድ፡ ነበር።

የጥንት፡ ሰዎችና፡ የዛሬ፡ ሰዎች፡ ኑሮ፡
ይመሳሰላሉ?

የከም፡፡ በብዙ፡ ነገሮች፡ ክይመሳሰሉ
ም።

የጥንት፡ ሰዎች፡ ገደብ፡ ይኖሩ፡ ነበር፡ የሚ
ገኘው፡ ክውነት፡ ነው?

ክዎ፡፡ ክውነት፡ ነው።

የጥንቱ፡ መኖሪያህ፡ የት፡ ነበር?

ክደስ፡ ክታማ፡ ውስጥ፡ ነበር።

ክገፊቶህ፡ ውስጥ፡ ጉግሱ፡ የተከመደ፡
የጊዜ፡ ማሳከፊያ፡ ጨዋታ፡ ነው?

ክንድ፡ ጊዜ፡ በጣም፡ የተከመደ፡ ጨዋታ፡
ነበር። ክሁን፡ ገን፡ ክይደከም።

ጉክማሳ፡ ክሆን፡ በኋላ፡ ምን፡ ጨዋ
ታ፡ ጥሩድ፡ ነበር?

ገና፡ ጉግሱ፡ ክደገና፡ ዋና፡ በጣም፡
ክወድ፡ ነበር።

የትምህርት፡ ሚኒስቴር፡ ዲሬክቶርና፡
የውጭ ጉዳይ፡ ሚኒስቴር፡ ዲሬክቶ
ር፡ ምን፡ ተገግሎ?

ወደፊት፡ ክንድ፡ ክደስ፡ መድሐኛ፡ ቤት፡
ክንገሰ፡ ተገግሎ።

በኮጅነትህ፡ ገጠር፡ ውስጥ፡ ኖረሃል?

ክዎ፡፡ የኮጅነትን፡ ጊዜ፡ በሙሉ፡ የኖር
ሁት፡ ክገጠር፡ ነው።

ሁከጊዜ፡ ክምሳ፡ ስትሄድ፡ ክያስታው
ቅህ፡ ነው?

ክዎ?፡ ቀድሜ፡ ማስታወቅ፡ ክከብሩ።

ክገትህ፡ ክጭር፡ ናቸው፡ ክንታ፡ ክን
ዴት፡ ሊጅም፡ ሆንክ?

ክያቱ፡ ሊጅም፡ ነበሩ።

ያደስ፡ ክበገ፡ ክታማ፡ የተመሠረተው፡
በማን፡ ነው?

በገጉ፡ ምደክክ፡ ነው።

ጥያቄ

መልስ

ከመሐንዲሱና፡ ከሐኪሙ፡ ጋር፡ ቀጠ

የከም፡ ከረሳሁትም።

ሮ. ማድረግህን፡ ክረሳኸው?

የሩገት፡ መሠሪያ፡ ሴት፡ ሰገት፡ ቅርጻዊ

ክሠር፡ የመሆኑ፡ ቅርጻዊዎች፡ ክሁት።

ፎች፡ ክሁት?

ከሚ፡ በቀጠሮው፡ ሰገት፡ ገደመጣ፡

በቀጠሮው፡ ሰገት፡ ካጠጠጠ፡ ጎረቤት፡

ሳታሰው፡ ትህዳክህ?

ክህዳክሁ።

ድርሰት

በኢትዮጵያ፡ ውስጥ፡ በጎረቤት፡ የሚቆጠሩ፡ የሴት፡ ውስጥ፡ የሙጭ፡ ጩዳዎች፡ ክሁ። ከጎረቤትም፡ በጣም፡ የታወቁት፡ የሙጭ፡ ጩዳዎች፡ ክንድ፡ ዋና፡ ጉግ ስ፡ ክዳገና፡ ገና፡ ናቸው።

ከጎረቤት፡ ጩዳዎች፡ ከሰጡት፡ በታ፡ በመከሰሰታቸው፡ ምክንያታቸው፡ ገንዘብ፡ በ ታዎች፡ ሴቶች፡ ከጩዳዎች፡ ተካፋይ፡ ሲሆኑ፡ ገንዘብ፡ በታዎች፡ ደግሞ፡ ሴቶች፡ በ ጭፍራሽ፡ ከጩዳዎች፡ ተካፋይ፡ ከመሆን፡ ክፍትሁም። ገንዘብ፡ የኢትዮጵያ፡ ጠ ቅኅይ፡ ግዛቶች፡ ውስጥ፡ ወካዶች፡ ወገኖች፡ ልጆቻቸውን፡ ቀዳም፡ ጎረቤት፡ ጩዳዎ ች፡ ያስተምሩባቸዋል።

ጉግሱ፡ ጩዳዎች፡ በጣም፡ ክሰጥጋሪ፡ ከመሆኑ፡ በካይ፡ በጣም፡ ክደገኛ፡ ነው። ገሁት፡ ዘመን፡ ይህ፡ ጩዳዎች፡ ወደ፡ መረሳቱ፡ ድርጊት። የገና፡ ጩዳዎች፡ ክንድሁ፡ ወደፊት፡ ሳይረሳ፡ ክይቅርም። ክዳገና፡ ዋና፡ ግን፡ በጣም፡ ክሰጥጥ፡ ህይወት። ሴቶችም፡ ከጩዳዎች፡ ተካፋይ፡ መሆን፡ ጅምረዋል።

ጥያቄዎች

በኪትሎቲያ ውስጥ በጣም የተከመኩት የውጭ ጠዋታዎች

እነዚህን ርዳው?

በሁሉም ጠዋታዎች ስቶች ተገኝተዋል ርዳው?

በኪትሎቲያ ውስጥ ገንዘብ በተደገፈ ስቶች ከምን የውጭ

ጠዋታዎች ከይጠዋቱም?

ከጅቶች ጠዋታ ማን የተጠቀሰ?

ጉግሱ የሚገኘው ጠዋታ እንዴት ይኖራል?

ጉግሱ በጣም ቀካካይ ጠዋታ ነው?

ወደፊት የሚረገጠው ጠዋታ የትኛው ነው?

ዋና በኪትሎቲያ ውስጥ በጣም የተከመኑ ነው?

ከገናና ከዋና የቶች ትወዳህ?

ከሚገኘው ውስጥ የተከመኩትን የውጭ ጠዋታዎች ገንጠው

ክርግ፡ ክምሰተኛ፡ ትምህርት

ገገግር

ዮሐንስ

ይቸካኩ።

ጉግሰ፡ ጩዋታ፡ ምንድን፡ ነው?

ዮሐንስ

ነገረኛ

ክንድ፡ ሰው፡ በጩዋታው፡ ውስጥ?

ጉግሰ፡ የሚገኘው፡ ጩዋታ፡ በፊርሰ፡

ሕይወቱ፡ ሲያከፍ፡ ነፍሱ፡ ገዳዩ፡

ተቀምጦ፡ በዘንግ፡ መዋጋት፡ በ

በፍርድ፡ ለት፡ ይገባሉ?

ጋኛ፡ መመገን፡ ነው።

ነገረኛ

ዮሐንስ

ክውቆ፡ ግንገዳው፡ በቀር፡ በፍር

ገገም፡ ክዳገኛ፡ ጩዋታ፡ ነው?

ድ፡ ለት፡ ክይገባሉ?

ነገረኛ

ዮሐንስ

ክዳ፡ ክዳገኛ፡ ነው።

ክንዳንድ፡ ጩዋታዎች፡ ከምህሉ፡ ክንድ፡

ዮሐንስ

በክሰ፡ ያከ፡ በገገም፡ ክዳገኛ፡ በመ

ክዳገኛ፡ የሆነበት፡ ምክንያት፡ ክንድ፡

ሆኑ፡ በክሚራግ፡ ውስጥ፡ በሕግ፡

ነው?

ክንድ፡ ክከገኑ፡ ታሰብኩ።

ነገረኛ

ጉግሰም፡ ክንድዚሁ፡ ምናልባት፡ ወደፊት፡

ምክንያቱ፡ ጩዋታው፡ ክንዳንድ፡ ጊዜ፡

በኪትሎይታው፡ ውስጥ፡ የሚገኘው፡

በዘንግ፡ መዋጋት፡ ሰከሰበት፡ ነው።

ይመሰከራል?

ዮሐንስ

ነገረኛ

ይህሙ፡ ጠርኅት፡ ይመሰከራል። ከመሆኑ፡

ገሁኑ፡ ጊዜ፡ የጉግሰ፡ ተወዳጅ ነች፡ ክገ

ተጩዋቶች፡ ከጉዳ፡ ይቸካኩ?

ተቀንሰ፡ ሄዷል።

ነገረኛ

ክንድያውም፡ በጊዜ፡ ሰዓት፡ ፈጽሞ፡

መገዳት፡ ገቢ፡ ሳይሆን፡ መሞትም፡

ይቀር፡ ይሆናል።

ጥያቄዎቹ፡ መልስ

ጥያቄ	መልስ
<p>በሚመጣው በጋ፡ ከሚደረገው ጠዋታ፡ ተግባራዊ፡ ከመሆን ወደ፡ ስለሰዊ ዘር፡ ካንድ፡ ትሃዳካህ?</p>	<p>ከጠዋታው፡ ተግባራዊ፡ ከመሆን፡ ጠቅ፡ ሳይሆን፡ ከሚሰጥም፡ ትሃዳካህ።</p>
<p>ጉግሱ፡ መጣውት፡ ትፈሰግ፡ ስንደሆን፡ የጌን፡ ዘንግ፡ ጋሻ፡ ስለሰጥህ?</p>	<p>ጉግሱ፡ የምትኩትን፡ ጨዋታ፡ እንደት፡ እንደምትጣውቱት፡ በጭሬሽ፡ ስይቻል፡ ስለሰጥህ።</p>
<p>ዘንግ፡ መወርወር፡ ጋሻ፡ መመገብ፡ ትችላካህ?</p>	<p>አዎ፡ እችላካህ።</p>
<p>በዘንግ፡ መዋጋት፡ በጣም፡ ስንደገኛ፡ ጨዋታ፡ ስለመስጠትህ?</p>	<p>አዎ፡ በጣም፡ ስንደገኛ፡ ጨዋታ፡ ነው።</p>
<p>በጊዜ፡ ጠላት፡ የሰጠሰ፡ ጨዋታ፡ ስንደገግ፡ ውስጥ፡ ይቀር፡ ይመስሉሃል?</p>	<p>አዎ፡ ምናልባት፡ እንደጉግሱ፡ ጨዋታ፡ ይረሳል።</p>
<p>ፈረስ፡ ግልጽ፡ ከሚሰጥላቸው፡ በጌት፡ መጥ፡ ምክር፡ ጠይቀውህ፡ ነገር?</p>	<p>አዎ፡ ለጌት፡ በጭሬሽ፡ ስለመጠጡም።</p>
<p>የጉግሱ፡ ጨዋታ፡ በጭሬሽ፡ የሚረሳ፡ ይመስሉሃል?</p>	<p>አዎ፡ ስሁንም፡ ተረስቷል።</p>
<p>ነፍሱ፡ ገዳዩ፡ መቼ፡ ወደ፡ ፍርድ፡ ለት፡ ይሄዳል?</p>	<p>በቅርብ፡ ቀን፡ ይሄዳል።</p>
<p>ነፍሱ፡ ገዳዩ፡ ስፍርድ፡ ለት፡ ቀርቦ፡ ምን፡ ፍርድ፡ ተቀብሎ?</p>	<p>በነፃ፡ ተከቀቀ።</p>
<p>ጅን፡ የአንግሊዝ፡ ተወካዮች፡ መሆኑን፡ ስለሚመለከት፡ ነገር?</p>	<p>የሀም፡ ገና፡ መስማት፡ ነው።</p>

ጥያቄ

መልስ

ወንድምህ ስህምን መጫወት ይፈልጋል?
ጋል?

በጭራሽ ጩዋታ መጫወት ስይፈልግ
ግም።

ኪትሎድላ ውስጥ ክንቦህ ከመግደል
ብትፈልግ ወደ የትኛው ጠቅካ
ይገባህ? ትሄዳለህ?

በመገኛውም ጠቅካይ ግዛት ውስጥ
ክንቦህ ሞክቷል።

ክንቦህ መግደል ክልግህ ነው?

ክዎን፣ ጉዳይ ፈቃድ ማውጣት ያስፈልጋል።

ነገሩ ለሌላ ክንቦህ ወይም ነገሩን?

ዝሆን ማደን ስፈልጋለሁ።

የቶን ማደን ትፈልጋለህ?

ከወካዮቹ ለገንዘብ ምርጫ ጠቅ

ክዎን፣ በጣም ጠቅላይ ሆኖ ክገኙ

ሚሆኑ ክገንዘብ?

ሁት።

ጉግሱ ከሕይወት ክደገኛ ጩዋታ ስያ

ክዎን፣ በጣም ክደገኛ ነው።

መሰካችሁም?

ክንተ በሕይወትህ ጦርነት ማዳካይ

የሀም፣ ተዋግቶ ክካውቅም።

ተዋግቶ ታውቃለህ?

ክገርህ ጦርነት ክድርጋ ታውቃለህ?

ክገሌ፣ በመገንዘብ ጋር ተዋግቶ ክተውቅም።

በጦርነቱ ጊዜ ስንት ሰዎች ገድሏላህ?

ክኔ፣ ክንድም ሰው ክልገደህሁም።

የኪትሎድላ ጠቅካይ ፍርድ ቤት የሚ

ክደሱ ክባብ ውስጥ ነው።

ገኘው የት ነው?

ኮሎኖች ጠቅካይ ግዛቶችን የሌላቸው

ክዎን፣ ክያንዳንድ ፍርድ ቤት የሌሉት

ፍርድ ቤቶች ክኩዋቸው?

ፍርድ ቤት ክኩው።

ክሁንም ሕዝቡ ጉግሱ ይጫወታል?

ክሁን በሕግ ተገልግሏል።

ከመሆኑ በጉግሱ ጩዋታ ጊዜ ገዛ

የሀም፣ ገዛ ሰው ክይምትም ነገር።

ሰው ይሞት ነገር?

ጥያቄ

መልስ

ከፍርድ፡ ለት፡ ተነሰህ፡ ታውቃለህ?

የከም፡ ተነሰሼ፡ ከካውቅም።

ገገሬችሁ፡ የቦክስ፡ ጨዋታ፡ እንዴት፡ ገግሰ?

የከም፡ በጣም፡ የተከመደ፡ አይደለም።

ጨዋታ፡ የተከመደ፡ ነው?

ከምስት፡ መቶ፡ ብር፡ ተቀነሰሁኝ።

ነገሩ፡ ዋጋ፡ ስንት፡ ብር፡ ተቀነሰሁኝ?

ከዎ፡ በጣም፡ ይመሰገንኩኝ።

የክፍፍት፡ ክገር፡ ገላጭ፡ ነገረህህኝ፡ ክ

ገር፡ ገላጭ፡ ጋር፡ በጣም፡ ይመሰገንኩኝ

ካል?

ከቶ፡ ከሚ፡ በተወዳጅ ነቱ፡ ትክቅ፡ ሥራ፡

በተወዳጅ ነቱ፡ ብቻ፡ ሳይሆን፡ በደግነቱ

ከሚገኙት፡ ቻሉ?

ም፡ ጭምር፡ ነው።

የሀገሩ፡ ለዛጉ፡ ለቻ፡ ተወዳጅ፡ ያደርግ፡

የሀገሩ፡ ለዛጉ፡ ተወዳጅ፡ አያደርግም።

ይመሰገንህ?

ግን፡ በጣም፡ ይረዳል።

ገንዘብህ፡ የወደት፡ ክገር፡ ተወካጅ፡ ናት?

ገንዘብ፡ ከሚሰጥዎት፡ ናት።

ሌሎችህ፡ የተወካዎት፡ እዚህ፡ ነው?

ከዎ፡ እዚህ፡ ነው።

ዛሬ፡ በቀኑ፡ ጨዋታ፡ ከሚገኙት፡ ወደ፡ ጠዋ

የከም፡ ከካ፡ ለዛ፡ ሥራ፡ ከከኝ።

ታው፡ ቦታ፡ ትሳዳለህ?

ከሚሰጥ፡ ውስጥ፡ የፈረሰ፡ ግንባታ፡ ጤ

የት፡ እንደሆነ፡ ቦታውን፡ ከካውቅም።

ዋታ፡ የሚታደው፡ የት፡ ነው?

ወደ፡ ኪትሶቲያ፡ መሃድና፡ ገግሰ፡ መ

ጥንት፡ ነበር፡ እንደ፡ ከሁኝሰ፡ ክልፈሰ

ጣወት፡ ትፈሰገህ?

ግም።

ኪትሶቲያዎን፡ ነገምን፡ የተሠራ፡ ጋሻ፡

ነገገሚ፡ ቅዳ፡ የተሠራ፡ ነው።

ከካቸው?

ድርሰት

ምንም፣ እንገንገን፣ ከቶ፣ ነጠደና፣ ከቶ፣ ሉሐንሱ፣ የቅርብ፣ ጊዳኞች፣ ሲሆኑ፣ ገሰ፣
 ሌ፣ መብዛት፣ የተነሳ፣ ሁከታ፣ ከመገናኘት፣ ከክፍሎም። ከቶ፣ ሉሐንሱ፣ የመት፣
 እረፍታቸውን፣ ከመሥሪያ፣ ለታቸው፣ ወሰዱ፣ ስከክብር፣ የእረፍት፣ ጊዳያቸውን፣
 በደስታ፣ ከማሳከፍ፣ የሚችሉበት፣ ቦታ፣ ከማግኘት፣ ፈከጉ። ከቶ፣ ሉሐንሱ፣ ካገሩ፣ እን
 ግዳ፣ በመሆናቸውና፣ የገሩን፣ ገላጭ፣ በጣም፣ ስከማያውቁት፣ ካገሩ፣ ተወካዩ፣ ነገ
 ሆኑት፣ ካቶ፣ ነጠደ፣ ምክር፣ ጠየቁ። ከቶ፣ ነጠደም፣ የቶ፣ ሉሐንሱን፣ ፍካጎት፣ ነገተ
 ረኩ፣ በኋላ፣ ሌላ፣ ሌላ፣ ዓይነት፣ ጩዋታዎች፣ ወዲት፣ እንደሚገኙ፣ ከሰረዱዎቻቸው።

በክሁኑ፣ ጊዳ፣ በኪትሉይያ፣ ውስጥ፣ የጥንቅቅ፣ ዘመናዊ፣ የሆኑ፣ የጊዳ፣ ማሳከፊያ
 ጩዋታዎች፣ ክኩ። የጥንቅቅ፣ ጩዋታዎች፣ እንዲሁም፣ የጥንቅቅ፣ ጥንቅቅ፣ ጥንቅቅ፣ ጥንቅቅ፣
 ቸው። ዘመናዊ፣ ጩዋታዎች፣ ዲግሞ፣ እንዲሁም፣ ዳንሱ፣ ሸርሸር፣ እንዲሁም፣ ፈረስ፣ ግሪ
 ሲያ፣ ያኩ፣ ላቸው። ገንዘብ፣ ቦታዎች፣ ከዲሱን፣ የጥንቅቅ፣ ዓይነት፣ ጩዋታዎ
 ች፣ በሰጠው፣ ይጫወቱዎቻቸው። በከተማዎች፣ ውስጥ፣ ግን፣ ክብላኛው፣ ሕዝብ፣
 የሚጫወተው፣ ዘመናዊ፣ ጩዋታዎችን፣ ብቻ፣ ነው። በጥንቅቅ፣ ጊዳ፣ ወካዶች፣ ክፍሎች
 ውን፣ ክፍሎችን፣ ይገምገሙ፣ ሌላ፣ ሌላ፣ ጩዋታዎችን፣ ያስተምሩ፣ ነበር። ክሁን፣ ግን፣
 እንዲዚህ፣ ያኩ፣ ሌላም፣ እየተቀነሱ፣ ስከሃዳ፣ ወዲት፣ የጥንቅቅ፣ ጩዋታዎች፣
 ከየተረጉ፣ መሃዳቸው፣ ከይቀርም።

ጥያቄዎች

- ከቶ፣ ሉሐንሱ፣ ካቶ፣ ነጠደ፣ ምናቸው፣ ነው?
- ከምን፣ ሁከታ፣ ከክተገናኙም?
- ከቶ፣ ሉሐንሱ፣ ምን፣ ወሰዱ?

ጊዜቸውን፣ ነገራትን ወሰዱ?

ክንፍ፣ የሐንሰ፣ ምን፣ ፊክ፣?

ክንፍ፣ የሐንሰ፣ ክንፍ፣ ክብራት፣ ምን፣ ጠየቁት?

ከምን፣ ጠየቁት?

ክንፍ፣ ክብራት፣ ምን፣ መከሰ?

በኪትሎቱ ውስጥ፣ ምን፣ ዓይነት፣ የጊዜ፣ ማሳከፊያ፣ ጠየቀዎት፣ ክንፍ?

የጥንቱ፣ ጠየቀዎት፣ ስም፣ ማን፣ ማን፣ ይገኛሉ?

የዘመናዊ፣ ጠየቀዎት፣ ስም፣ ጥራት?

የጥንቱ፣ ዓይነት፣ ጠየቀ፣ በጣም፣ የተከመደ፣ ነው?

ክርግ፡ ስድስተኛ፡ ትምህርት

ንግግር

የሐንሰ

ጤና፡ ይስጥህኝ። ክግክዎ፡ ከክሬይ፡

የሚሆን፡ ጤት፡ ክከዎ?

ተሰማ

ክዎ፡ ብሉ፡ ጤቶች፡ ክኩኝ። ከመሆኑ፡

ጌታዬ፡ የሚፈጠሩት፡ ምን፡ ዓይነት፡

ጤት፡ ነው?

የሐንሰ

የምፈጠገው፡ ክንድ፡ ፊሎን፡ የቻኩ፡ ሲያ

ንሰ፡ ሁከት፡ መገኘት፡ ጤቶች፡ ክንድ፡

ወን፡ ጤት፡ መታጠቢያ፡ ጤት፡ ማረ

ፊያ፡ ጤትና፡ ምግብ፡ ጤት፡ ያሰው፡

ጤት፡ ነው።

ተሰማ

ከመሆኑ፡ የት፡ ቦታ፡ ይመርጣሉ?

የሐንሰ

ሲቻኩ፡ ወዳሚገኘን፡ ክምግብ፡ ገደማ፡

ሲሆን፡ ደስ፡ ይከኛኩ።

ባይቻኩ፡ ደግሞ፡ ሰፊ፡ ካሚረ፡ የትም፡

ሲሆን፡ ግድ፡ የሐንገም።

ተሰማ

ክንድ፡ በጣም፡ ጥሩ፡ ጤት፡ በመሠረት፡

ሐረር፡ መንገድ፡ ካይ፡ ፊሎ፡ ደስታ፡

ሆስፒታል፡ ጁርግ፡ ክከኝ።

የሐንሰ

ክሱን፡ ሰፊ፡ በጣም፡ ክወደዋክሁ። ወ

ድ፡ ውስጥ፡ የሚያስገግ፡ ደህና፡ መ

ንገድ፡ ክከው?

ተሰማ

ክዎ፡ በጣም፡ ጥሩ፡ መንገድ፡ ክከው።

ከዚያም፡ በካይ፡ ከመክፈዎ፡ ማቆ

ሚያ፡ የሚሆን፡ ጤት፡ ክከው።

የሐንሰ

ክንድንገርዎ፡ በጣም፡ ጥሩ፡ ይመስካሉ።

ከመሆኑ፡ ሄደን፡ ከሚሆኑ፡ ይቻካሉ?

ተሰማ

በደስታ፡ ነዎ፡ ክንሂድ።

የሐንሰ

በቶን፡ ወደጁ ዋክሁና፡ ስኩ፡ ክሬይ፡

ይንገሩኝ።

ቀሰማ
 ቤቱ፡ ነመብራትኛ፡ ነውሃ፡ ከካ፡ በወር፡
 ሁከት፡ መቶ፡ ሃምሳ፡ ብር፡ ነው።

የሐንሰ
 መከገም። እነሆየዋከሁ።

ቀሰማ
 ዳህና። ቤቱ፡ ተጠርጉ፡ በሰም፡ እንደወ
 ከወከከዎት፡ መቼ፡ መግግት፡ ይ
 ፈከጋኩ?

የሐንሰ
 እነሆ፡ ብገገ፡ ደስ፡ ይከኛኛ።

ቀሰማ
 እርብ፡ እንደዘጋጅከዎት፡ እንሞክራለን።

የሐንሰ
 እሺ። ጤና፡ ይሰጥኛል።

ቀሰማ
 ከሚን። ጤና፡ ይሰጥኛል።

ጥያቄና መከሰ

ጥያቄ
 የምትፈኩትን፡ የገራይ፡ ቤት፡ ዳይንት፡
 እገኛችሁ?

ከማ፡ ያገኛችሁት፡ ቤት፡ እከወዳዳች
 ሁትም?

ከመሆኑ፡ የት፡ ሰፊ፡ ብተገኙ፡ ትፈቅ
 ዳችሁ?

ከመሆኑ፡ ከሰላም፡ ቤት፡ ጅርግ፡ ያከ
 ው፡ ቤት፡ የሚገኙት፡ ነው?

ውሰጡት፡ ገብተህ፡ እይታክዎክ?

ነገ፡ ከገብሰቤቱ፡ ቁከፍ፡ ተቀብሎህ፡ ከ
 ትጠራች፡ ትችላለህ?

መከሰ
 የከም፡ ገና፡ በመፈከግ፡ ካይ፡ ነን።

የግድግዳው፡ ቀከም፡ እረገገ፡ ሰከሆነ፡
 እከወዳዳኝውም።

እንተ፡ ወዳምትሮርብት፡ ሰፊ፡ ለገኛክ
 ን፡ ደስ፡ ይከናኛ።

እዎ፡ የሚገኙት፡ ነው።

የከም፡ ገብቼ፡ እከሆሁትም።

እሺ፡ ዛሬ፡ ማታ፡ ሰከክ፡ እከወከካችሁና፡
 ቁከፍ፡ እንደከኩ፡ እደረጋከሁ።

ጥያቄ

መልስ

ስንት፡ ክፍሎች፡ ይኖረው፡ ይመስሉህ
ስ?

ቤቱ፡ በጣም፡ ትኩረት፡ ስከረኝ፡ ሲያገኝ፡
ከሥር፡ ክፍሎች፡ ይኖሩት፡ ይሆናሉ።

መንገዱስ፡ መጠራት፡ ከከው?

ከዎ፡ መጠራት፡ ከከው።

ሰፊሩ፡ ኮከቱን፡ በመኩ፡ ጠርህን፡ ነው፡
ማከት፡ ነዎ!

ከዎ፡ ጠርህን፡ ነው።

ታዲያ፡ የቤቱን፡ ንጋይ፡ ጠያቂው፡ መሆኑ
ሱን፡ ከገኛህ?

የከዎ፡ ክረሳሁት።

ታዲያ፡ መቼ፡ ሌላጠያቅህን፡ ነው?

ነገ፡ ጠያቂ፡ ክገርህሁ።

ስንት፡ መገኘት፡ ቤትህ፡ መተጠሪያ፡ ቤት፡
ከከው?

ከፎቅ፡ ካይ፡ ሦስት፡ መገኘት፡ ቤትህ፡ ሁከት፡
መተጠሪያ፡ ቤት፡ ከከት።

ምድር፡ ቤቱስ፡ ስንት፡ ክፍሎች፡ ከከት?

ምድር፡ ቤቱ፡ ከንድ፡ ማረፊያ፡ ቤት፡ ም

ግግ፡ ቤትህ፡ ከንድ፡ ስንት፡ ቤት፡ ከከት።

ከመገኘት፡ ቤትህ፡ ውስጥ፡ ቁም፡ ሳጥኖች፡
ከከት?

ከዎ፡ በሦስቱም፡ ክፍሎች፡ ውስጥ፡ በጣ
ም፡ ጥሩ፡ ጥሩ፡ ቁም፡ ሳጥኖች፡ ከከት።

ከሺ፡ ክፍ፡ ከዚህ፡ ከመግገት፡ ጠፊከግ፡
ከውሃህ፡ ከመጠራት፡ ማንኛችን፡
ይገኛህ?

ከርስዎ፡ ነዎ።

ከዚህ፡ ክፍ፡ የገፈፈሁ፡ ከንድህን፡ የቤ
ቱ፡ ንጋይ፡ ስንት፡ ይሆናሉ?

ሦስት፡ መቶ፡ ጠር፡ ይሆናሉ።

ከውሃህ፡ ከመጠራት፡ በወር፡ የሚፈጅ
ው፡ ሃይ፡ ከምስት፡ ጠር፡ ጠቻ፡
ነው?

ከዎ፡ ከዚያ፡ በካይ፡ ከይወሰዱም።

ጥያቄ

መልስ

ክርስቶስ፡ በሰንጠረዥ፡ መጠሪያቶች፡ ይፈልጉ?
ኩ?

በሁከት፡ መቶ፡ ሰባ፡ ክምስት፡ ብር፡ ሲያ
ገራቶች፡ እንገባበታለሁ።

ክርስቶስ፡ ገራት፡ ዋጋ፡ ገንዘብ፡ የመብ
ራቱን፡ ዋጋ፡ ይችላሉ?

የከም፡ ሁኑንም፡ ክርስቶስ፡ ይቻሉ።

መስጠቶቹ፡ በሙኩ፡ መጋራት፡ አኩዋ
ቸው?

ክዎ፡ ሁኑም፡ ገንዘብ፡ ሳቸው።

ማረፊያ፡ ቤቱን፡ ምንጣፍ፡ ከከው?
የመዝገብዎቹ፡ ቁጥሮች፡ በሙኩ፡ ይ
ህፍ፡ ይሠራሉ?

ማረፊያ፡ ቤቱ፡ ምንጣፍ፡ የከውም።

ክዎ፡ ሁኑም፡ ከከው፡ ነው።

ታዲያ፡ ወከትን፡ መቼ፡ በሰም፡ ያስጠ
ርጉታሉ?

ነገ፡ ቀኑን፡ በሙኩ፡ አሁን፡ በማሰጠሪያ

ና፡ በማሰጠሪያው፡ እውነትሁ።

ከበሩ፡ ካይ፡ መብራት፡ ሰከከኩ፡ ከንዳስ
ገባኩም፡ ይፈልጋሉ?

ክዎ፡ በጣም፡ ይሁን፡ ይከፍሉ።

ታዲያ፡ ቤቱን፡ ከሰጠርገው፡ ሲጨርሱ፡
ከነግሩን፡ ይችላሉ?

ክዎ፡ ነገ፡ ማታ፡ ከስታውቆቻቸው።

የቤቱን፡ ነገራት፡ የምንጠይቅ፡ በየወሩ፡
መጽመሪያ፡ ነው፡ ወይስ፡ መጨረ
ሻ?

በየወሩ፡ መጽመሪያ፡ ካይ፡ ነው።

በወሩ፡ መጽመሪያ፡ ግማሹን፡ መጨረሻ፡
ደግሞ፡ የቀረውን፡ ልንጠይቅ፡ እች
ላለሁ?

ክርስቶስ፡ ምቹ፡ ነገህ፡ ከኔ፡ ግድ፡ የከ
ንም።

ከንግዲያህ፡ ውኑን፡ መቼ፡ እንፈራረም?

እኔ፡ ከሁንም፡ ሲሆን፡ ግድ፡ የከንም።

ጥያቄዎች

የቤት ገጠራ፣ ከሚገኙት የትኩረት መረጃ፣ ያስፈልጋል?

የቤት ገጠራ፣ ኢትዮጵያውያን ስንድም፣ ነው?

ስንድም፣ በጣም፣ ጥሩ፣ ቤት፣ በወር፣ ስንድም፣ ይገለጻል?

ኢትዮጵያ፣ ከሚገኘው ውስጥ፣ ቤት፣ የመሬት ስፊት፣ ስንድም፣

ግድግዳ፣ ነው?

በኢትዮጵያ፣ በከሚገኘው ውስጥ፣ የቤት መሬት ስፊት፣

ከሌሎች ከሰፊት፡፡

ስንድም፣ የሌሎች፣ ቤት፣ የትኩረት ነው?

ስንድም፣ የሌሎች የተገለጸውን፣ ቤት፣ ግድግዳ፣ ጥሩ፡፡

የቤት ገጠራ፣ ችግር፣ ከሚገኘው መንግሥት ጋር፣ ያስፈልጋል?

ክርግ፡ ሰገታኛ፡ ትምህርት

ገገገር

የሐንሰ

ከቶ፡ ክብደ፣ ክሰን፡ ሃሬ፡ ድረሰ፡ ስከ፡
ኪትዮድያ፡ ሕዝብ፡ ሃይማኖት፡ ብዙ፡
ሰካከገገገ፡ ክሁን፡ ክንዲገገገ፡
ክፈከገሁ፡።

ክብደ

መገዛ፡ የመሬት፡ ምን፡ ክንዲሆ
ኅ፡ ክወቅሁትና፡ መሰረዳት፡ ክቻ
ከሁ፡ ይጠይቁኝና፡ ከገገርዎት፡።

የሐንሰ

መገገገ፡ መገዛ፡ የምሬት፡
ክብደኛው፡ የኪትዮድያ፡ ሕዝብ፡
የመገገገ፡ ምን፡ ሃይማኖት፡ ነው፡።

ክብደ

ምን፡ ክንዲ፡ ኪትዮድያ፡ ውስጥ፡ ብዙ
ዙ፡ የመገገገ፡ ሃይማኖት፡ ቢኖ
ፋ፡ ክብደኛው፡ ሕዝብ፡ ክርቶድያ
ስ፡ ነው፡።

የሐንሰ

ከከቶ፡ ኪትዮድያ፡ ውስጥ፡ የመገገገ
ት፡ ሃይማኖት፡ ምን፡ ምን፡ ዓይነ
ት፡ ናቸው?

ክብደ

ምን፡ ክንዲ፡ ሁኑንም፡ ገከማወቁ፡
ከገገርዎ፡ ገከቶ፡ ክብደው፡ ጥ
ቁቶ፡ ክቶከ፡ ጥርቶተገገ፡
ክሰካም፡ ናቸው፡።

የሐንሰ

የኪትዮድያ፡ ክርቶድያ፡ ሃይማኖት፡
የተወረሰው፡ ክቶ፡ ነው?

ክብደ

የኪትዮድያ፡ ክርቶድያ፡ ሃይማኖት፡
ክመጣ፡ ክገገገ፡ ሳይሆን፡ ክይ
ቀርገ፡።

የሐንሰ

ኪትዮድያ፡ የክርስቲያን፡ ሃይማኖት፡ የ
ተቀበከው፡ ብንተኛው፡ መት፡ ዓመ
ት፡ ነው?

ክብደ

ኪትዮድያ፡ ክርስቲያን፡ የሆነው፡ ገራ
ተኛው፡ መት፡ ዓመት፡ ነው፡።

የሐንሰ

የኪትዮድያ፡ ክርቶድያ፡ ቁሶ፡ ሚስ
ት፡ መገገ፡ ይፈቀድካቸዋል?

ነበድ

ከዎ፣ በኢትዮጵያ፣ ቤተ፣ ተርሰተያ፣
ነመነጥሎቻች፣ በተር፣ ቋሰ፣ ኮ
መሆን፣ መሰከት፣ ማግገት፣ ኦኮገ
ቸው።

ዮሐንስ

ከመሆኑ፣ ከንድ፣ ቋሰ፣ መሰከተ፣ ብትዎ
ትበት፣ ከካ፣ ማግገት፣ ይችላሉ?

ነበድ

የከም፣ ከይችሉም።
ዮሐንስ
ከሺ፣ ከሁኩም፣ ከመሰገግናከሁ። ከ
ምካክ፣ ይሰጥሉኝ።

ነበድ

ምንም፣ ከይደሉ። ጤና፣ ይሰጥሉኝ።

ጥያቄና፣ መልስ

ጥያቄ

በዚህ፣ ሰፊር፣ ውስጥ፣ የሚገኙት፣ ቤቶች
ች፣ በጣም፣ መወደዳቸውን፣ ክማ
ን፣ ሰማይ?

ፈጅሙን፣ ሰማያዊ፣ ፎቅ፣ ቤት፣ ከመግ
ዛት፣ ካቶ፣ ከማ፣ ከገት፣ ጋር፣ ተሰማ
ማይ?

ያስተማራው፣ ገረድ፣ ጥፋ፣ ገስታ፣ ትሠ
ራክ?

ከተገራረዩት፣ ቤት፣ ከጥር፣ ግብ፣ ውስ
ጥ፣ የመኪና፣ ማቆሚያ፣ ከኮ?

በሚመጣው፣ ዓመት፣ መኪና፣ ለረቀቅ
ምን፣ ዓይነት፣ መኪና፣ ትገዛክህ?

መልስ

ከንድ፣ ሰው፣ ነገረኝ።

የከም፣ ገና፣ በመነጋገር፣ ካይ፣ ነን።

ከዎ፣ ጥፋ፣ ትሠራክ?

ከዎ፣ ከንድ፣ ሰፊ፣ የመኪና፣ ማቆሚያ፣
ከኮ።

ካይካክ፣ ነዎ! ከካ፣ ምን፣ ከገዛ፣ ይመ
ሰላላሉ።

ጥያቄ

መልስ

? ገረድህህ፣ ያሽገርህ፣ የቤት፣ ከያያዝ፣
ከስድስተህ?

ከዎ፣ በጣም፣ ከስድስትኛኛ ከ።

የገገድ፣ መደከትኑ፣ ሃይማኖት፣ ምንድን
ን፣ ነው?

ከርቶዶክስ፣ ይመስከኛኛ ከ።

ከተጠቃሚው ውስጥ፣ የመረጃዎች፣ ክስ
ካሞቹ፣ መስጊድ፣ ከካቸው?

ከዎ፣ በጣም፣ ጥሩ፣ መስጊድ፣ ከካቸው።

ከቶ፣ የሐዘን፣ ለምን፣ ገብረቶ፣ የመገ
ወርሰው፣ ከኛ፣ ከከው?

ከዎ፣ ከገደት፣ ሴት፣ ከኛ፣ ከካቸው።

ያች፣ ክብደት፣ ሃሳብ፣ ከምን፣ ቀወረሰሰ
ት?

ከገደት፣ የሠራው፣ መጥፎ፣ ሥራ፣ ይኖር፣
ይሆናል።

ሃይማኖትህ፣ ከግሪክ፣ ከርቶዶክስ፣ ሃ
ይማኖት፣ ጋር፣ ይመሰሰሳሉ?

ከዎ፣ በጣም፣ የተቀራረቡ ነው።

ከጥያቄው ውስጥ፣ ቆሰ፣ መሰን፣ ማግ
ገት፣ ይፈቀድከታል?

ከዎ፣ ይፈቀድከታል።

መነጥሎዎቹን፣ ማግገት፣ ይፈቀድካቸ
ዋል?

የከም፣ ከይፈቀድካቸውም።

ከሚገባው ክመጣህ፣ ጄምሮ፣ ክሁድ፣
ክሁድ፣ የትኛው፣ ለተ፣ ክርስቲያን፣
ትሃዳክህ?

ግሪክ፣ ከርቶዶክስ፣ ለተ፣ ክርስቲያን፣
ክሃዳክሁ።

ከውሮዳው ውስጥ፣ ገምገማዎች፣ ለት፣ መር
ክሰን፣ ማን፣ ነገረህ?

ወንድሜ፣ ክዚያ፣ ይማር፣ ነገር፣ ክክ
ርሱ፣ ሰማሁ።

ከደስ፣ ክተማው ውስጥ፣ የሱፍ፣ ክብሰው፣
መሸጡን፣ በስክኩ፣ ጠየቅህ?

ከዎ፣ ጠየቅሁ።

ጥያቄ	መልስ
የቤተ ክርስቲያን፡ ደህንነት፡ ቆይታ፡ ነው?	ከዎ? ቆይታ ነው።
ነገ፡ ቤተ ክርስቲያን፡ በሰንጠረዥ፡ ሰዓት፡ ይዘጋጃል?	በሰንጠረዥ፡ ሰዓት፡ ነገሩ፡ ይዘጋጃል።
የሰንጠረዥ መሰረድ፡ ቅዳሜ፡ ጥያቄ፡ ነው?	ከዎ? ሁለተኛው፡ ነው።
መሰረድ፡ ውስጥ፡ ክንፍ፡ ሰው፡ ከመግባት፡ በፊት፡ ማድረግ፡ ይገባል።	ከዎ? ማድረግ፡ ክስተት።
ኪንታይት፡ ክርስቲያን፡ ቤተ ክርስቲያን፡ ውስጥ፡ ሰንጠረዥ፡ ማድረግ፡ ይገባል።	ከዎ? ክፍለ-ሰዓት፡ ቤተ ክርስቲያን፡ ውስጥ፡ ከመግባት፡ በፊት፡ ማድረግ፡ ይገባል።
የኪንታይት፡ የቤተ ክርስቲያን፡ መድሀኒት፡ ወይን፡ ክፍለ-ሰዓት፡ ተጠቅሟል?	የሰዓት፡ ክፍለ-ሰዓት፡ ነው።
የቤተ ክርስቲያን፡ ሁኔታ፡ ከሁሉም፡ ትላልቅ?	ከዎ? ትላልቅ፡ ተጠቅሟል።
የሰንጠረዥ፡ ከመግባት፡ ከፊት፡ ክንፍ፡ ይገባል?	የሰዓት፡ ክፍለ-ሰዓት፡ ነው።
ኪንታይት፡ ውስጥ፡ በየቀኑም፡ ጠቅላይ ሆኖ፡ ግዛት፡ ውስጥ፡ ብዙ፡ ቤተ ክርስቲያን፡ ክፍለ-ሰዓት፡ ነው?	በየቀኑም፡ በግዛት፡ ጠቅላይ ሆኖ፡ ግዛት፡ ነው።

ድርሰት

ኪትዮድያ፡ የክርስቲያን፡ ሃይማኖት፡ የተቀበሎቸው፡ በከፊተኛው፡ መቶ-
 ዓመተ፡(መሃረት)፡ነው። የሆነው፡ ሆኖ፡ ብዙ፡ ጊዜ፡ ሃይማኖቷን፡ ከመደምሰስ፡
 የተነሱ፡ ሰዎች፡ ነበሩ። ምንም፡ እንኳን፡ እነዚህ፡ ሰዎች፡ በየጊዜው፡ እዲስ፡ ክግብ-
 እየፈጠሩ፡ ሃይማኖቷን፡ ከመደምሰስ፡ በምክሩም፡ ኪትዮድያ፡ እነሱን፡ በመቃ-
 ወም፡ እስከ፡ ሃሬ፡ ሃይማኖቷን፡ ጠብቆ፡ ትገኛሉ።

እንደ፡ ጊዜ፡ እንደ፡ ግሬኝ፡ መሐመድ፡ የሚገኘው፡ ሰው፡ ከምሥራቅ፡ ኪትዮድያ፡
 ተነስቶ፡ በክርስቲያኖች፡ ጎረቤት፡ በጣም፡ ትኩረት፡ ጉዳት፡ እድርጎ፡ ነበር። ብዙ፡ የጥ-
 ገት፡ ተፈጠሩ፡ ያካቸውን፡ እርጋ፡ ለተ፡ ክርስቲያኖች፡ እቅጠክ። ቀሳውስተንም፡ ጤ-
 ፈጠራቸው። ከሱም፡ ከሱ፡ እንደ፡ የዲት፡ የምትገኘው፡ ኃይሎኛ፡ ሴት፡ በኃይሎኛ-
 ተነስቶ፡ የክርስቲያን፡ ሃይማኖት፡ በመቃወም፡ በሌተ፡ ክርስቲያን፡ በክርስቲ-
 ያኖች፡ ጎረቤት፡ ማድረግን፡ በተፈጠሩ፡ ጎረቤት፡ ተደፎ፡ እናገኛለን።

ጥያቄዎች

- የክርስቲያን፡ ሃይማኖት፡ ወደ፡ ኪትዮድያ፡ የገገው፡ መቼ፡ ነው?
- የኪትዮድያ፡ ሃይማኖት፡ ከየትኛው፡ ሃይማኖት፡ ጋር፡ ይመሳሰላል?
- ኪትዮድያ፡ ውስጥ፡ የክርስቲያን፡ ሃይማኖት፡ የተቃወሙትን፡ ሰዎች፡
 ስም፡ ጥራ።
- እነዚህ፡ ሰዎች፡ ሃይማኖትን፡ የተቃወሙት፡ ስምን፡ ይመስሉላል?
- ኪትዮድያ፡ ውስጥ፡ ከሚገኙት፡ ብዙ፡ ሃይማኖቶች፡ ጥቂቶቹን፡
 ንገረኝ።
- የኪትዮድያ፡ ቆሳች፡ ሚስት፡ ማግባት፡ ይፈቀድካቸዋል?

ክርግ፡ ስምንተኛ፡ ትምህርት

ንግግር

የሐንሰ

ኪትዮድያ፡ ካዲን፡ ምቹ፡ ክገር፡ መሆን

ዋን፡ ነመምጣቴ፡ ሰጠኛ፡ ሰማ፡ ክ

ድርጅ፡ ነገር።

ክሁን፡ ስካዲን፡ ሰሰጠው፡ ኪያሰረዱኝ፡

ይኛካሉ?

ነገረ

ከመሆኑ፡ የፈቃድ፡ ወረቀት፡ ክከዎት?

የሐንሰ

የፈቃድ፡ ወረቀት፡ ያሰጠኛል፡ ክንዲ?

ነገረ

ክዎ፡ ያሰጠኛል። ስንትዮድያውስ

ን፡ ያሰጠኛል፡ ወረቀት፡ ማዲን፡ ክ

ይኛካሉ።

የሐንሰ

ኃዲያ፡ ፈቃድ፡ ነሰት፡ ማግኘት፡ ክኛካ

ከሁ።

ነገረ

ማመክገኛ፡ ዳፍ፡ ክድርገው፡ ወደ፡

ክገር፡ ግዛት፡ ማደሰተር፡ ለሃዲያ፡

ከደረሰው፡ ለነግሩዎቻው፡ ወደ

ያውኑ፡ ቀረጡን፡ ክሰጥፍከው፡ የፍ

ቃድ፡ ወረቀቱን፡ ይሰጡዎታሉ።

የሐንሰ

ይህን፡ ነገር፡ ዛሬ፡ ክሰጥ፡ ሰጠኛል፡ ክ

ፈደማከሁ።

ነገረ

ክዳኝ፡ ነመሆንዎ፡ ሰጠኛል፡ ማሰብ፡ የ

ሚያሰጠኛል፡ ሰጠኛል፡ ጠግኛል፡

ሰውን፡ ስለሰጠሰር፡ የሚያደርጉ፡

ክውጫዎች፡ መኖራቸውን፡ ማ

ወቅ፡ ነው።

የሐንሰ

ክንዲ፡ ክሰጠኛል፡ ስለሰጠሰር፡ ያደርጉኛል፡ ክ

ንዲ፡ ማዲን፡ ክካቆምም።

ነገረ

ከሁኩም፡ ለያሰጠሰር፡ ክይገኛል።

ከምሳሌ፡ ትኩረት፡ ክውጫዎችን፡

ክማዲን፡ ትንገሽ፡ ክውጫዎችን፡

ማዲን፡ ይኛካሉ።

የሐንሰ

ክነዚህ፡ ትንገሽ፡ ክውጫዎች፡ የት፡ ይገ

ኛካሉ?

ገበይ

የሐንሰ

እነሱ፡ ጥዋት፡ ጥዋት፡ በየሚዳውሩ፡
በየገረብታው፡ ጎራቸውን፡ ሲከ
ቀቅሙ፡ ይገኛኩ።

ይሁን። ብቻህ። የፍቃድ፡ ወረቀቱን፡
እውጥቼ፡ ከደጌን፡ እጅምራኩሁ።

ጥያቄና፡ መከሰ

ጥያቄ

መከሰ

እውንበሩ፡ ካይ፡ እንዴ መቀመጥ፡ ብኡ።
የተነሳ፡ ማን፡ ነው?

ያስተማሪዎ፡ ክጅ፡ ነው።

እንዴ፡ ነገር፡ ለመጣ፡ እገርህን፡ ከመ
ከካከሉ፡ ፈቃድኛ፡ ነህ?

እዎን። ፈቃድኛ፡ ነኝ።

ከሽርሽር፡ ስትሄዱ፡ ለታችሁን፡ የሚጠ
ብቅካችሁ፡ ሰው፡ እገኛችሁ?

እዎ። እንዴ፡ ቀማሪ፡ ኪጠብቅኩን፡ ነው።

ሰኒውን፡ የት፡ እስቀመጠው?

ከሙ፡ ዘንድ፡ እስቀመጥሁት።

የሱሩውን፡ ዛፍ፡ ጭፍጭፍ፡ ያይረገው፡
ማን፡ ነው?

መንገድ፡ ሠራተኞች፡ ናቸው።

ሰከ፡ ክብት፡ ማርገት፡ እመድሐኑ፡ ው
ሰን፡ ተጠቀሰ?

የከም። ገና፡ እክተጠቀሰም።

እጋዜጣው፡ ውስጥ፡ የሰዎችን፡ ስም፡
መጥቀስ፡ ያስፈልጋል?

እዎን። መጥቀስ፡ ያስፈልጋል።

ከምን፡ የሚኒስትሩን፡ ንግግር፡ ሰማ፡
እድርጋችሁ፡ ከትሄዱም?

እሁን፡ ከመሰማት፡ ጊዜ፡ የሐንም።

ጥያቄ

መልስ

ያከፈህ፡ መገናኛ፡ ወይ፡ ገጠማዊ፡ መሳሪያ፡ ይ
ቻላል?

የአደጋ፡ ክፍት፡ ነው።

አደጋ፡ መገናኛ፡ ይከፈላል፡ ይህ፡ ጥያቄ፡ የመጣ፡
ሰው፡ ነው?

አደጋ፡ ሁከታ፡ ነው፡ ከጠቅላይ፡ ነው።

አደጋ፡ ወይን፡ ይከፈላል፡ ይህ፡ ጥያቄ፡ ማድረግ፡
ይቻላል?

የአደጋ፡ ይከፈላል፡ ማድረግ፡ ክፍት፡ ነው።

አደጋ፡ ጥያቄ፡ ማድረግ፡ ወይን፡ የሚፈጸም
ሰው፡ ወይን፡ ነው?

አደጋ፡ ክፍት፡ የሚፈጸም፡ ወይን፡ ነው።

አደጋ፡ ጥያቄ፡ ማድረግ፡ ክፍት፡ ነው?
ሰው፡ ነው፡ ይህ፡ ጥያቄ፡ ይከፈላል?

አደጋ፡ ጥያቄ፡ ማድረግ፡ ክፍት፡ ነው።
አደጋ፡ ጥያቄ፡ ማድረግ፡ ክፍት፡ ነው።

አደጋ፡ ጥያቄ፡ ማድረግ፡ ክፍት፡ ነው?
ሰው፡ ነው፡ ይህ፡ ጥያቄ፡ ይከፈላል?

አደጋ፡ ጥያቄ፡ ማድረግ፡ ክፍት፡ ነው።
አደጋ፡ ጥያቄ፡ ማድረግ፡ ክፍት፡ ነው።

አደጋ፡ ጥያቄ፡ ማድረግ፡ ክፍት፡ ነው?
ሰው፡ ነው፡ ይህ፡ ጥያቄ፡ ይከፈላል?

አደጋ፡ ጥያቄ፡ ማድረግ፡ ክፍት፡ ነው።
አደጋ፡ ጥያቄ፡ ማድረግ፡ ክፍት፡ ነው።

አደጋ፡ ጥያቄ፡ ማድረግ፡ ክፍት፡ ነው?
ሰው፡ ነው፡ ይህ፡ ጥያቄ፡ ይከፈላል?

አደጋ፡ ጥያቄ፡ ማድረግ፡ ክፍት፡ ነው።
አደጋ፡ ጥያቄ፡ ማድረግ፡ ክፍት፡ ነው።

አደጋ፡ ጥያቄ፡ ማድረግ፡ ክፍት፡ ነው?
ሰው፡ ነው፡ ይህ፡ ጥያቄ፡ ይከፈላል?

አደጋ፡ ጥያቄ፡ ማድረግ፡ ክፍት፡ ነው።
አደጋ፡ ጥያቄ፡ ማድረግ፡ ክፍት፡ ነው።

አደጋ፡ ጥያቄ፡ ማድረግ፡ ክፍት፡ ነው?
ሰው፡ ነው፡ ይህ፡ ጥያቄ፡ ይከፈላል?

አደጋ፡ ጥያቄ፡ ማድረግ፡ ክፍት፡ ነው።
አደጋ፡ ጥያቄ፡ ማድረግ፡ ክፍት፡ ነው።

አደጋ፡ ጥያቄ፡ ማድረግ፡ ክፍት፡ ነው?
ሰው፡ ነው፡ ይህ፡ ጥያቄ፡ ይከፈላል?

ጥያቄ

መልስ

እኔስ፡ እባብ፡ ውስጥ፡ የቤት፡ ዋጋ፡

አጠቃላይ፡ ውስጥ፡ የምታውቀው፡

መርከብ፡ ገንዘብ፡ መወዳደር፡ እንዴት፡

ሰው፡ እንዲሁ፡ እሱን፡ በደብዳቤ፡

ካውቅ፡ እንዲሁ፡

ጠይቀው።

እኛ፡ ግብዓት፡ ውስጥ፡ የሰጠው

ገቢ፡ ወሰድ፡ ገራሽ፡ ተወቻች።

ን፡ እርጋ፡ መሃል፡ ማን፡ ወሰድ?

የከም፡ እኩነት፡ ነው።

ካሽገርህ፡ ደምዘት፡ ነገራት?

የከም፡ እንዴት፡ ካውቅ፡ እንዲሁ።

ወደፊት፡ የቤት፡ ነገራት፡ መወዳደር፡

እኩነት፡ ታውቅ?

የከም፡ ገንዘብ፡ እኩነት፡ ነው።

የቤት፡ ወሰድ፡ በሰው፡ እኩነት፡

ው?

እዋ፡ እኔስ፡ ምንጣ፡ እስገባኝ?

የቤት፡ ምንጣ፡ ከሰው፡ ጋር፡

ካሁ?

ከሁ።

ቁም፡ ማን፡ የተሠራ፡ ነገራት፡

ነገራት፡ የተሠራ፡ ነው።

ነው?

የከም፡ ነገራት፡ ነው።

የቤት፡ ገንዘብ፡ የተሠራ፡ ነገራት፡

ነው፡ ወይስ፡ ነገራት?

እንግሊዝ፡ እንገር፡ በጣም፡ ጥሩ፡ ነው።

እንግሊዝ፡ ቋንቋ፡ ከመጣር፡ የት፡ ት

ምህርት፡ ቤት፡ መሃል፡ ጥሩ፡ ነ

ው?

እዋ፡ በጣም፡ እኛ፡ ነው።

ቤት፡ ነገራት፡ እሱን፡ እኩነት?

እዋ፡ እኩነት፡ ነው።

እንግሊዝ፡ ውስጥ፡ መሃል፡ ማቆም፡

እኩነት፡ ነው?

ጥያቄ

መልስ

ክሮጌውን፣ ቤት፣ ከቅቆ፣ ክዲሱ፣ ቤት፡፡

ከክንድ፣ ሳምንት፣ በኋላ፣ ክዲሱ፣ ቤት፡፡

መቼ፣ ይገባሉ?

ይገባሉ።

ቤቱ፣ መከቀቂን፣ ነገረኛሁ፣ ቆይታ

ክዋን? ነገረኛን፣ ቆይታና።

ኝኋላ?

ክዚህ፣ የመጣህ፣ ክገፋን፣ ከመጠን፣ ነ

ክገፋን፣ ከመጠን፣ ጠቻ፣ ሳይሆን፣ ትመህ

ው?

ርትም፣ ከመጣር፣ ነው።

በፋን፣ የሰበርኸው፣ ልትገፍት፣ ስትሉ፡፡

ክዋ? ልትገፍት፣ ስትሉ፡፡

ነው?

የጓጃቱን፣ ክክጋ፣ ያገኘኸው፣ የገረገጠ

ክዋ? የገረገጠ፣ ክክጋ፣ ልጅህን፣ ስትሉ፡፡

ክክጋ፣ ልትገፍት፣ ስትሉ፣ ነው?

ነው።

ከመጣ፣ የሃዲው፣ ምሳ፣ ከሰጡት፣ ሲሉ፡፡

ክዋ? ከሰጡት፣ ሲሉ፣ ነው።

ነው?

ጠካ፣ የሰጠኛሁት፣ ሌቶን፣ ከጠካ፣ ሲ

የከዋ? ክጠኛ፣ በጌት፣ ነው።

ሉ፣ ነው?

ከመጣ፣ የደወከህህ፣ ሌት፣ ልትገፍት፣ ስትሉ፡፡

ክዋ? ሌት፣ ልትገፍት፣ ስትሉ፣ ነው።

ነው?

ክግሬን፣ የቆረጠኛው፣ ሃፍ፣ ልትቆርን፡፡

ክዋ? ክግሬን፣ ልትቆርን፣ ስትሉ፣ ነው።

ስትሉ፣ ነው?

መገናኛውን፣ ክጭቀ፣ ውሰን፣ የደገቀ

ክዋ? ከገቀ፣ ሲሉ፣ ነው።

ፋት፣ ከገቀ፣ ሲሉ፣ ነው?

ወገገኛውን፣ የገገኛት፣ ድገገኛን፣ ከገገ

ክዋ? ድገገኛን፣ ከገገኛት፣ ሲሉ፣ ነው።

ሉ፣ ሲሉ፣ ነው?

ጥያቄ

መከሰ

የመገናኛው፡ ገጣሚ፡ የጌታው፡ ጠብ፡ ከዎ፡ ጠብ፡ ኪያመጡ፡ ሲኩ፡ ነው።
 ኪያመጡ፡ ሲኩ፡ ነው?

ድርሰት

ከንድ፡ ሰው፡ ኪትሶድያ፡ ውስጥ፡ ከሚሰጥ፡ ለጌታው፡ ማደን፡ የሚጠይቅ
 ውን፡ ከውጫዎች፡ ሰዎች፡ ግደነት፡ ከገደቡም፡ ቁጥር፡ በመተንተን፡ ከንድ፡ ማ
 መከሰታ፡ ድፎ፡ ወደ፡ ከገር፡ ግዛት፡ ማረከተር፡ ይዙ፡ መሄድ፡ ከከበት። ከዚያ
 ም፡ ጉዳዩን፡ ከሚመከከተው፡ ገከሥከግን፡ ዘንድ፡ የፍቃድ፡ ወረቀት፡ ማሰወጣ
 ት፡ ከከበት።

ይህ፡ ሰው፡ በጥያቄው፡ መሠረት፡ የፍቃድ፡ ወረቀት፡ ለዘጋጅነት፡ የተወሰነው
 ን፡ ቀረጥ፡ ከፍኩ፡ መውሰድ፡ ይችላል። ከዚያ፡ ጊዜ፡ ጅምር፡ ኪትሶድያ፡ ውስጥ፡ የት
 ም፡ ከየተዘዋወረ፡ የተመኛቸውን፡ ከውጫዎች፡ ማደን፡ ይችላል።

ገር፡ ግን፡ ከተወሰነው፡ ቁጥር፡ በካይ፡ ወይም፡ የተጠቀሰነትን፡ ከውጫ
 ገድኩ፡ ለገን፡ በሕግ፡ ተካካሪነት፡ ተከሰ፡ ፍርድ፡ ቤት፡ ቀርቦ፡ የፍቃድ፡ ወረቀት
 ን፡ ከማጣቱም፡ በካይ፡ መቀጫ፡ ይከፍላል። ስከዚህ፡ ከንድ፡ ሰው፡ ኪትሶድ
 ያ፡ ውስጥ፡ ከሚሰጥ፡ ለጌታው፡ ማደን፡ ፍቃድ፡ ማሰወጣት፡ ብቻ፡ ሳይሆን፡ ከተወሰነው፡
 ከገንደያድን፡ መጠንቀቅ፡ ግዴታ፡ ይሆንበታል።

ጥያቄዎች

ስንድ፡ ሰው፡ የፈቃድ፡ ወረቀት፡ ከማግኘት፡ የት፡ መሄድ፡ ክከበት?

በደብዳቤው፡ ውስጥ፡ ምን፡ ነገር፡ መግከጥ፡ ክከበት?

ያዳኝ፡ ፈቃድ፡ ወረቀት፡ ሲያወጣ፡ ምን፡ መክፈት፡ ክከበት?

እርሰዎ፡ ኪትሎድያ፡ ለሂደት፡ ምን፡ ልይነት፡ ክውጫዎች፡ ማዳን፡

ይፈታሉ?

ክሜሬግ፡ ውስጥ፡ ካዳን፡ የመሆኑ፡ ብዙ፡ ልይነት፡ ክውጫዎች፡ ክከ?

ከመሆኑ፡ ከሥጋ፡ የመሆኑትን፡ ክውጫዎች፡ ብቻ፡ ማዳን፡

ይፈታሉ፡ ወይስ፡ ኮኩችንም፡ ያድናሉ?

ስንድ፡ ክዳኝ፡ ፈቃድ፡ ካወጣ፡ በኋላ፡ ከማዳን፡ የት፡ ይሄዳሉ?

ክዳኝ፡ ያስተፈቀዱከትን፡ ክውጫ፡ ገድኩ፡ ለገኝ፡ ምን፡ ይከርሰበታሉ?

ብዙ፡ ክዳኞች፡ ገሜሬግ፡ ውስጥ፡ ይገኛሉ?

እርሰዎ፡ ክዳኝ፡ ነዎት?

ክርግ፡ ዘጠነኛ፡ ትምህርት

ንግግር

(የውጭ ፡ ጉዳይ ፡ ሚኒስቴርን ፡ መጎብኘት)

የሐንሰ

ጤና ፡ ይሰጥከኝ ፡ ጌታዬ ፡ ስሜ ፡ የሐን

ሰ ፡ ይገኛል።

ነገረዳ

ጤና ፡ ይሰጥከኝ ፡ ነገረዳ ፡ እገኛለሁ።

ምን ፡ ካድርግከዎ ፡ ጌታዬ?

የሐንሰ

እንድ ፡ ጉዳይ ፡ ሰካከኝ ፡ የክብርነትዎን ፡

ክርዳት ፡ አመጠዎት ፡ መጣሁ።

ነገረዳ

በተቻለኝ ፡ መጠን ፡ ጉዳይዎን ፡ አመራዳ

ም ፡ እጥራለሁ።

የሐንሰ

ሚስቴር ፡ ስሜዝ ፡ የሚገኙ ፡ የሚሪካ ፡

መንግሥት ፡ ልዩ ፡ መካከተኛ ፡ በቅ

ርብ ፡ ጊዜ ፡ እዲሱ ፡ ክብር ፡ ይገኛል።

ስከዚህ ፡ ክብር ፡ ሚኒስትሩ ፡ ጋር ፡

አመገናኙ ፡ የሚገኘው ፡ ዝግጅት ፡

እንዲሁ ለግኛው ፡ በሚሰጡ ፡ ከዚ

ሁ ፡ ጉዳይ ፡ ከሰጥዎን ፡ አመጠዎት ፡

መጣሁ።

ነገረዳ

ክብር ፡ የውጭ ፡ ጉዳይ ፡ ሚኒስትሩ ፡

ጋር ፡ አመገናኙ ፡ እስኪገኙ ፡

ዝግጅት ፡ አላደረጉ ፡ በኋላም ገሰገሰዎት ፡

በሁሉ ፡ የሚገኘው ፡ ጥያቄ ፡ በደንብ ፡

መሠረት ፡ እንዲቀርብኩን ፡ ያሰሩ

ከጋሪ።

ጥያቄና መከሶ

ጥያቄ

መከሶ

የገጠቶች ጎርጎሮቻችን ስንት ማንኛው ነው?

ስምንት ማንኛው ያህል ነው።

ትምህርት ቤቶቻችን ገንዘብ ለማግኘት የተሠሩ ነው?
አይደሉም?

የአምስት ገንዘብ ለማግኘት የተሠሩ ነው።

ከጠብቆ የተሠሩ ገንዘብ ለማግኘት የተሠሩ ነው?
አይደሉም? የገንዘብ ለማግኘት የተሠሩ ነው?
አይደሉም?

ገንዘብ ለማግኘት የተሠሩ ነው። የገንዘብ ለማግኘት የተሠሩ ነው።

የገንዘብ ለማግኘት የተሠሩ ነው?
አይደሉም?

የአምስት ገንዘብ ለማግኘት የተሠሩ ነው።

የገንዘብ ለማግኘት የተሠሩ ነው?
አይደሉም?

የአምስት ገንዘብ ለማግኘት የተሠሩ ነው።

የገንዘብ ለማግኘት የተሠሩ ነው?
አይደሉም?

የአምስት ገንዘብ ለማግኘት የተሠሩ ነው።

የገንዘብ ለማግኘት የተሠሩ ነው?
አይደሉም?

የአምስት ገንዘብ ለማግኘት የተሠሩ ነው።

የገንዘብ ለማግኘት የተሠሩ ነው?
አይደሉም?

የአምስት ገንዘብ ለማግኘት የተሠሩ ነው።

የገንዘብ ለማግኘት የተሠሩ ነው?
አይደሉም?

የአምስት ገንዘብ ለማግኘት የተሠሩ ነው።

የገንዘብ ለማግኘት የተሠሩ ነው?
አይደሉም?

የአምስት ገንዘብ ለማግኘት የተሠሩ ነው።

የገንዘብ ለማግኘት የተሠሩ ነው?
አይደሉም?

የአምስት ገንዘብ ለማግኘት የተሠሩ ነው።

ጥያቄ

መልስ

እዚህ፡ መድሐኛ፡ ቤት፡ ውስጥ፡ ሰካ
ገጠኞች፡ የተዳፉ፡ ገዢ፡ የታሪክ፡
መድሐኞች፡ ይገኛሉ?

የከም፡ ገዢ፡ የታሪክ፡ መድሐኞች፡
እያንዳንዱ፡

ታሪካችንን፡ ከመደምሰስ፡ የተነሳው
ን፡ ሰው፡ ሰው፡ ታውቃለህ?

የከም፡ እኩልነት፡

እንደ፡ ሰው፡ የገርህን፡ የሕዝብነት፡
ታሪክ፡ ከመደምሰስ፡ ለሰው፡ ምን፡
ታደርገህ?

በተቻለኝ፡ መጠን፡ እንከባከራለሁ፡

የጠቀስኻው፡ በኋላ፡ እሳካ፡ መን
ን፡ ነገር?

የከም፡ እኩልነት፡

እርጋውን፡ ለሰውነት፡ እውነታዎች፡ እዚ
ሱን፡ ምንገርኻው?

የከም፡ እኩልነት፡

እዚህ፡ ከመምጣት፡ ገዢ፡ ጥሪህ?

የከም፡ በግልጽ፡ ከመምጣት፡ እኩልነት፡

ገራው፡ ጊዜ፡ ነገረህ፡ ገዢ፡ መልካም
ኖች፡ መንገድ፡ ነገር?

የከም፡ በግም፡ ገዢ፡ እኩልነት፡

ወደ፡ እሳካ፡ የሚሄዱት፡ መልካም
ኖች፡ ተመረጡ?

የከም፡ ገዢ፡ እኩልነት፡

እናንተ፡ መሥሪያ፡ ቤት፡ ውስጥ፡ ሰንጠረዥ
ገዢ፡ ሥራዎች፡ ነገር?

እንደ፡ እምነት፡ ይሆናሉ፡

ከሕዝቡ፡ የተሰጠው፡ ዲግሪ፡ በግም፡
ን፡ ይመሰረታል?

በግም፡ ገዢ፡ እኩልነት፡

ከመሆኑ፡ ገዢን፡ ከሚመጣት፡ የሚ
ን፡ ይመሰረታል?

የከም፡ እኩልነት፡

ጥያቄ	መልስ
ሰዓቲን፣ ክውኑቅ፣ ቦታ፣ ክሰቀመጠው? መከከተኛው፣ ክንዲት፣ ገኑ፣ ቤት፣ ውስጥ ጥ፡ ነው፡ የሚኖር?	ክጠረጴዛው፣ ካይ፣ ይመሰከራል። ክድንጋይ፣ ቤት፣ ውስጥ፣ ነው።
ከየንደንደቸው፣ ክመቶ፣ ብር፣ ጠካይ፣ ይ ገገቸው፣ ይመሰከራል?	የከም፣ ክይገገቸውም።
ክኛ፣ መድሐኛ፣ ቤት፣ ውስጥ፣ ስንት፣ ቦታ ጌታ፣ መድሐኛ፣ ያስገኛል፣ ይመ ሰከራል?	ቢያንስ፣ ሃምሳ፣ ቦታጌታ፣ መድሐኛ፣ ያስገኛል።
ሰከ፣ ቤቱ፣ ክጌታ፣ ዘርዘረህ፣ ነገር ላቸ ው?	ክዎ፣ ማንኛውንም፣ ነገር፣ ነገር ሁሉም ው።
ክሸገርህና፣ ገረድህ፣ ጠላት፣ ተካካፊ ት፣ መቀጣታቸው፣ ክውነት፣ ነው?	ክዎ፣ ክሥር፣ ብር፣ ተቀጡ።
ክዚህ፣ ክገር፣ ክመቅረት፣ ሞክረህ፣ ነገ ር?	የከም፣ ክከምገርሁም።
ክገገትዎ፣ ዘንድ፣ የመጣውን፣ መንገድ ተገናኙት?	የከም፣ ክከተገናኙትም።

ድርሰት

ወደ፣ ውጭ፣ ጉዳይ፣ ሚኒስትር፣ ጠየቀው፣ መሃድ፣ ጠይቅ፣ ማቸ፣ መገገ
ክ፣ የተከመደ፣ ነገር፣ ነው። ደገገገገ፣ ክውጭ፣ ጉዳይ፣ ሚኒስትር፣ ገቢ፣ ውስጥ፣
ሲደርሱ፣ የሚገገው፣ ክቀገገክና፣ ሰካምታ፣ ይሰጣቸውና፣ ክመገናኙት፣ ክመገገ

ከጉዳት ሰው ጋር ስንደገናኙ ወደ ለሮው ይገባሉ።

ስንድ ቀን ስቶ የሐንሰ የሚገቡ ከሚሪገድ ወደ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ነገቶ ክብደ ጋር ከመገናኛ ህድ። ስቶ የሐንሰ በስድስ ክብግ ውስጥ በሚገኘው በከሚሪገን ከምገሰ ውስጥ የሚዋረ ሠራተኛ ናቸው። ስቶ የሐንሰ ስቶ ክብደ ለሮ ስንደገገው ጉዳያቸውን ነገቶ ክብደ ከቀረቡ። ስቶ ክብደም በደስታ ክተቀበሉባቸው በኋላ ጉዳያቸውን በጎሪግሥት ከዳመጥባቸው።

የስቶ የሐንሰ ጉዳይ ስንደሚገነዘብ ነው። ሚኒስትር ስሚዝ የተገኙ የሚሪገን መንግሥት ሌላ መካከተኛ ወደ ኪትሎይስ ስከሚመጡ የሚያስፈልገው ከቀጠለ ስንደደረግባቸው ነው። ሚኒስትር ስሚዝ ክብሩ ለውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ጋር በሰፊው ክተገናኙ በኋላ ግርማዊ ጃንሆይን ስድ ስንደሰሰው ነው። ስቶ ክብደ የሶ የሐንሰን ከሰብ ክዳመጡ በኋላ ማናቸውንም ነገር በደንቡ መሠረት ስንደረደም ስንደረጋከን ላለው ከሰናበቷቸው።

ጥያቄዎች

ወደ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በየጊዜው የሚህድ ክንግዳን ናቸው?

ደገገኑ ማቶች ስውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሲደርሱ ስንደት?

ይቀበሉ ባቸዋል?

ስቶ የሐንሰ ኪትሎይስ ናቸው?

ስቶ የሐንሰ የት ይሠራሉ?

ክንግዳን ጋር ከመገናኛት ወደ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ህድ?

የቶፕግራፍ፣ ሥራ፣ ምንጭን፣ ነው?

ክቶፍ፣ ክብራ፣ ክቶ፣ ለሐንሰ፣ በጌቶ፣ ይተዋወቃሉ?

በቢሮ፣ ውስጥ፣ ምን፣ ክዳረጉ?

ሚስተር፣ ስመዝ፣ ወደ፣ ክዳረጉ፣ ክብግ፣ ከምን፣ መጡ?

ክግግ፣ ጋር፣ ከመነጋገር፣ ፈካጉ?

ሃምሳኛ፡ ትምህርት

ንግግር

የሐንሰ

ግርማዎ፡ ጃንሆይን፡ ከመገናኛትኛ፡ እ
ጅ፡ ከመንሳት፡ በእናንተው፡ በጉሉ፡
ኪዘጋጅ፡ ይቻላል?

ገበዳ

ከዚህ፡ ቀኑ፡ ሌላ ገልጾት፡ እንገኛለን።
መጅመሪያ፡ የፕሮቶኮል፡ ክፍሉ፡ ነገ
ግቢ፡ ሚኒስትር፡ ጋር፡ እንዲገናኙ፡
በገንጠል፡ እንዲሰማሙ፡ በት፡ ያሰጡ
ጋህ።

ገዢያ፡ በኋላ፡ እስኪገኙ፡ ሆኖ፡ ለገኛ፡
ቀጠሮ፡ ይደረግልዎታል።

የሐንሰ

ይህንን፡ ከመገናኛት፡ ወደ፡ ግቢ፡ ሚኒስትር
ር፡ መሄድ፡ ያሰጡልን?

ገበዳ

የከም፡ እርሱም፡ ወደ፡ ግቢ፡ ሚኒስትር
ር፡ መሄድ፡ እያሰጡልን፡ ግም።
ገንጠል፡ የመሥሪያ፡ ቤት፡ ጉዳይ፡ ስ
ከሆነ፡ እሁን፡ የፕሮቶኮል፡ ሹ
ሙን፡ ጠርቶ፡ እንገናኝ፡ በተከፈለን።

የሐንሰ

ክብርነትዎ፡ በጉዳይ፡ እሁን፡ ተነጋግሮ
በት፡ መከላከል፡ ወዲያው፡ ከያሰጡ
ቀኝ፡ ይቻላል?

ገበዳ

ይህ፡ በቸገር፡ የሚሆን፡ ገር፡ እይደረግ
ም።

መጅመሪያ፡ ነፃነት፡ ሹም፡ ጋር፡
ተነጋግሮ፡ የቀኑ፡ ስምምነት፡ ነዳ
ረግን፡ በኋላ፡ ማመልከት፡ ድረ፡
ጉዳይን፡ በዝርዝር፡ ከግቢ፡ ሚኒስ
ትር፡ ማሰራጨት፡ እከገን።

የሐንሰ

ብዙ፡ ጊዜ፡ የሚፈጅ፡ ከሆነ፡ ገንጠል፡ ከ
ማጠገን፡ ምን፡ ማድረግ፡ ያሰጡ
ጋህ?

ገበዳ

ብዙ፡ ጊዜ፡ እይደረግ። ዳ፡ ግን፡ ዳን
በኛውን፡ የቢሮ፡ ሥነ፡ ሥርዓት፡
መከተል፡ ስለሚያሰጡልን፡ የግቢ፡
ሚኒስትር፡ ሌላቸው፡ ጉዳይን፡ ከግ

ርማዊ ነታቸው ከቅርብው መከ

ሱ መጠበቅ ያሰፈኩንቸዋል።

የሐንሰ

በስንት ቀናት ውስጥ እርሳቸው መ

ከሱ ማግኘት ይችላሉ?

ክበዳ

ምናልባት ሁከት ወይም ሦስት ቀን

ይፈጅ ይሆናል።

ግን ትዛዙ ከግቢ እንደመጣክን ወ

ዲያው እናሰታው ቅዳታክን።

የሐንሰ

በዚህ ሳምንት ውስጥ ከርሱም ዘንድ

መከሱ ከጠጣብቃ።

ክበዳ

ከዎ እናሰማዎታክን። ይባሉ ጤና

ይሰጥክን።

የሐንሰ

እግዚአብሔር ይሰጥክን። ጤና ይሰጥ

ክን።

ጥያቄና መከሰ

ጥያቄ

መከሰ

ከጃንሆይ ጥሩ ክቅጣብ ላይ ተደረገካ

ቸው?

ከዎን በጣም ጥሩ ክቅጣብ ላይ ተ

ደረገክቸው።

የሚኩንን መተርጎም ትችላለህ?

የከም መተርጎም ክከፍክም።

ከምን ተከንካቸሁት ሃዳቸሁ?

ቤተን እቶክን ሰካክን ነው።

ፓኪሉ እንደሚከተለው ያውቅን ነ

የከም በጭራሽ ክያውቅም ነበር።

በር?

ግርማዊ ነታቸው መጥተው በነበረ

የከም መምጣታቸውን ክከሰማሁ

ጊዜ ጠየቅሃቸው?

ም።

ጥያቄ

መከሰ

ጃንሆይ፡ ብዙ ሰዓት፡ ልጆች፡ ክኩዋቸው?
ው?

ከዎን፡ ሰዓት፡ ልጆች፡ ክኩዋቸው።

ዛሬ፡ በክምሰት፡ ሰዓት፡ ጃንሆይን፡ እጅ፡
ከመንጥት፡ ትሃዳከህ?

የከም፡ በክምሰት፡ ሰዓት፡ መሃድ፡ ክ
ኮችከም።

በመመጣው፡ መጥሰኛ፡ ልታያቸው፡
ቃ፡ ገብተህ?

የከም፡ ቃ፡ ክኮገገሁም።

የግቢውን፡ ክቅጣጣ፡ ታውቋታካቸሁ?
እግቢው፡ ክጠገብ፡ የነበረው፡ ሆታ፡
ክሁንም፡ ክኮ?

የከም፡ ክከውቅም።

የከም፡ ክሁን፡ የከም።

ነገሩን፡ በዝርዝር፡ ከመጥሰኛት፡ ክመነ
ታ?

የከም፡ በጭሬሽ፡ ክከመነታም።

ጃንሆይ፡ ከፍሬዚዳንቱ፡ ጋር፡ ያመሻኩ?

የከም፡ ክያመሹም።

ጃንሆይ፡ ክውርዳን፡ የጐበኛ፡ በየትኛ
ው፡ ዓመቱ፡ ምህረት፡ ነው?

በክሥራ፡ ዘጠኝ፡ መቶ፡ ሃምሳ፡ ክም
ሰት፡ ዓመቱ፡ ምህረት፡ ነው።

የሠጠውን፡ ሥራ፡ በዝርዝር፡ ክመነ?

የከም፡ ክንዲንም፡ ክከመነም።

ሰጠ፡ ክንገባክ፡ ክኮህ?

የከም፡ በጣም፡ ሰጠ፡ ክይደከም።

ደንበኛ፡ ቤት፡ ሠጠህ?

የከም፡ ገሩ፡ ክኮሠጠሁም።

ቤቱን፡ ሲሠሩ፡ በጣም፡ ያቀጥጥኩ?

የከም፡ በጣም፡ ክያቀጥኝም።

እግቢው፡ ውስጥ፡ ያስቀመጣችሁትን፡
ዕቃ፡ ወሰዳችሁት?

የከም፡ ክኮወሰድኑም።

ነገሩን፡ ከሰዎች፡ መጥሰኛት፡ ያሰፈኩ
ኮ?

የከም፡ ክያሰፈኩም።

ጥያቄ	መከሰ
የመጡትን፣ ደብዳቤዎችን፣ በገርገር፣ ማንኛን፣ ያሰፈኩት?	ከዎ? ያሰፈኩት።
ከቶ፣ ከሚ፣ ወይ፣ ከሚ፣ በመርጠጥ፣ ከንዲህ፣ ከዘገኘው?	የከም? ከካዘገሁትም።
ከብሰህ፣ ከንዲተጠብሰህ፣ ትሰላገ፣ ሰ ጠህ?	የከም? ገዳ፣ ከከሰጠሁም።
የቤተ፣ መንግሥትን፣ ሥነ፣ ሥርዓት፣ ታውቀዋለህ?	የከም? ገዳ፣ ከጠይቅ፣ ነው።
ከዲሰ፣ በርሳ፣ ገዛተህ፣ ሰጠኸው?	የከም? ከከሰጠሁትም።
መቀጫውን፣ ከሰጠህህ?	የከም? ከካሰጠህኝም።
ገንጠ፣ የተሠራ፣ ከጠብሰ፣ ከክንጋጫት፣ ነው?	የከም? ከክንጋጫ፣ ገዳ፣ ነው።
መከከተኛው፣ ከግብ፣ መጠራትህን፣ ነ ገረህ?	የከም? ከከነገረኝም።
በምን፣ ምንገንገን፣ የተቀጣ፣ ይመሰሰህ ከ?	በክውነት፣ ከካወቅሁም።

ድርሰት

ሚስተኛ፣ ሰሚዝ፣ የተገኙ፣ የከሚ፣ መንግሥት፣ ከቶ፣ መከከተኛ፣ ከንዲህ፣
ድም፣ ከመጡትን፣ በክደሮጥካን፣ ከከው፣ የርክ፣ ከተማ፣ ተነሰተው፣ ወይ፣ ከዲሰ፣
ከገገ፣ ተገዙ።

ክዲሱ፡ ክበባ፡ ክመግግታቸው፡ በጌት፡ ክቶ፡ ቶሐንሱ፡ የተገኑ፡ የክሜሪግን፡
 ክምግሲ፡ ሠራተኛ፡ ወዲ፡ ክትቶኒያ፡ የውጭ፡ ጉዳይ፡ ሚኒስትር፡ ሂደው፡ ንቶ፡ ክበ
 ዲ፡ ጋር፡ በሰጠው፡ ተነጋገሩ።

ሚስተር፡ ሰሚዝ፡ ክፍ፡ ያኑ፡ የመንግሥት፡ ገክሥክግን፡ በመሆናቸው፡ ክት
 ቶኒያ፡ በመገቡበት፡ ጊዜ፡ ዲንገኛው፡ የፕሮቶኮል፡ ክቀገበኩ፡ ክንዲዲረግካቸው
 ና፡ ግርማዊነታቸውን፡ ክጅ፡ ክንዲነሱ፡ የሚያስፈልገው፡ ነገር፡ ክንዲዘጋጅካቸ
 ው፡ ሆነ።

ይህንን፡ ሥራ፡ ክማክኖውን፡ ሥክግኑ፡ ያቶ፡ ክበደ፡ በመሆኑ፡ ክፕሮቶኮ
 ኩ፡ ክፍኩ፡ ሹም፡ ጋር፡ ተነጋግረው፡ ክንድ፡ ማመክገቻ፡ ክግቢ፡ ሚኒስትር፡ ክንዲ
 ዳፍ፡ ተደረገ። የግቢው፡ ሚኒስትር፡ ጉዳይን፡ መርምረው፡ ክግርማዊ፡ ጂንሆይ፡
 ክቀረቡ።

ግርማዊ፡ ጂንሆይ፡ መክገም፡ ፈቃዳቸው፡ መሆኑን፡ በማሰታወቃቸው፡
 የውጭ፡ ጉዳይ፡ ሚኒስትሩ፡ ሠራተኛ፡ ክቶ፡ ክበደ፡ ክክሜሪግን፡ ክምግሲ፡ ገክ
 ሥክግን፡ ንቶ፡ ቶሐንሱ፡ ጋር፡ ነገሩን፡ ክዘጋጁ።

ሚስተር፡ ሰሚዝ፡ ክዲሱ፡ ክበባ፡ በመገቡበት፡ ሰዓት፡ የፕሮቶኮል፡ ሹም
 ና፡ የሚገኝ፡ ክምግሳዲር፡ ክነቀክታቸው፡ ክይሮፕካን፡ ግቢያ፡ ድረስ፡ ሂ
 ዳው፡ ክንግዳውን፡ ተቀብሎ። በማግሥቱ፡ ክንግዳው፡ ግርማዊነታቸውን፡ ክጅ፡
 ክመንገት፡ ወዲ፡ ለተ፡ መንግሥት፡ ሂደ።

ጥያቄዎች

- ሚስተር፡ ሰሚዝ፡ ሥራቸው፡ ምንድን ነው?
- ክቶ፡ ክበደ፡ መጡ?

ሃምሳ ክንደኛ ትምህርት

ንግግር

ሰከ ትምህርት

የሐንሰ

በኪትዮድያዮ በክሚሬግ ትምህርት፡
መግባት፡ ጠላት፡ ልዩነት፡ ክስ?

ክበደ

በጠቅካካው፡ ሲተሰጥ፡ የኪትዮድያ፡
ትምህርትና፡ የክሚሬግ ትምህርት
ት፡ በጠላት፡ ነገር፡ ይመሰሰሳል።
ሆኖም፡ በክንደኛ ነገር፡ ይኮያ
ያል።

ከምሳኔ፡ በጥኪኛ፡ ደረጃ፡ የሚሰጠው፡
ትምህርት፡ ክሚሬግ ትምህርት፡
ጋር፡ በጣም፡ ይመሰሰሳል

በክንደኛ ደረጃና፡ በሁከተኛ ደረጃ፡
የሚሰጠው ትምህርት፡ ግን፡ ክ
ሚሬግ ትምህርት፡ ጋር፡ ክይመ
ሳሰላል።

የሐንሰ

ክንደኛ ደረጃ፡ ትምህርት፡ ለቶች፡ ስን
ት፡ ክፍሎች፡ ክሁዋቸው?

ክበደ

ክንደኛ ደረጃ፡ ትምህርት፡ ለቶች፡ በስ
ምንት፡ ክፍሎች፡ ይገኛሉ።

በየክንደኛ ክፍል፡ የክንደኛ ዓመት፡ ት
ምህርት፡ ሰከሚሰጥ። ክንደኛ ደ
ረጃ፡ ትምህርት፡ ለቶች፡ ከመጠረ
ሰ፡ ስምንት፡ ዓመት፡ ያሰፈሉጋል።

የሐንሰ

ሁከተኛ ደረጃ፡ ትምህርት፡ ለቶች፡
ክገኛሉ፡ ክንደኛ፡ ነው?

ክበደ

ሁከተኛ ደረጃ፡ ትምህርት፡ ለቶች፡ በክ
ጠት፡ ክፍሎች፡ ይገኛሉ። ክንደኛ
ህ፡ ገጠት፡ ትምህርት፡ ለቶች፡ ሁከ
የክጠት፡ ዓመት፡ ትምህርት፡ ይሰጣ
ል።

በጥኪኛና፡ በደረጃ ስራ፡ ውስጥ፡ የሚ
ሰጠው ትምህርት፡ ክክሚሬግ ትም
ህርት፡ ጋር፡ በጠላት ነገር፡ ሰከሚመሰሰ
ሰል፡ ክርስቶስ፡ ክደሰ፡ ነገር፡ ክይይካም።

ጥያቄ፡ መከሶ

ጥያቄ

መከሶ

ወደዚህ ስገር፡ የመጣህ፡ ከምንድን፡
ነው?

ከትምህርት፡ ነው።

ያንዳች፡ ደረጃ፡ ትምህርት፡ ከመማር፡
ነው፡ ወይስ፡ የሁከተኛ፡ ደረጃ?

የከም፣ የጥኮጅ፡ ትምህርት፡ ከመማር፡
ር፡ ነው።

ያንዳች፡ የሁከተኛ፡ ደረጃ፡ ትምህርት
ህን፡ የት፡ ተማርክ?

ስገራ፡ ውስጥ፡ ተምራ፡ ጩራስጉ።

የከማሪካ፡ ትምህርት፡ የኢትዮጵያ፡
ትምህርት፡ ይመሳሰላል?

ከዎን፣ የተቀራረቡ፡ ነው።

ከምን፡ የጥኮጅ፡ ትምህርትህን፡ ስገር
ርህ፡ ውስጥ፡ ስከቀጠክህም?

ከሰጥካርሽ፣ ሰጥጥሁ፡ መጣሁ፡ እን
ጁ፡ እዚያው፡ ጠቅላይ፡ ጠቅላይ፡
እኛ፡ ነበር።

ከመሆኑ፡ በጣም፡ ብዙ፡ ጥኮጆች፡ እን
ኩዋችሁ?

የከም፣ በጣም፡ ብዙ፡ እይደሉም።

ስሁን፡ እዚህ ስገር፡ የት፡ ትምህርት፡
ቤት፡ እንደምትሄድ፡ ምን፡ ዓይነት፡
ነት፡ ትምህርት፡ እንደምትማር፡
ተውቃለህ?

የከም፣ ከካውቅም።

ትምህርትህን፡ ከጩራስክ፡ በኋላ፡ በቀ
ጥታ፡ ወደ ስገርህ፡ ትመከሳለህ?

የከም፣ ከጥቂት፡ ጊዜ፡ ከውሮዳን፡ ከመ
ጉጥጥን፡ እመኛለሁ።

ከተመከሰክ፡ በኋላ፡ ማስተማር፡ ትፈ
ከጋለህ?

ከዎን፣ የማስተማር፡ ሥራ፡ በጣም፡
ደስ፡ ይከኛል።

ጥያቄ

መልስ

እነኚህ፡ ውስጥ፡ የሚያስተምሩ፡ ብዙ፡
ኪትዮህያዊያን፡ ከስተማሪዎች፡
ክኑ?

በግም፡ ብዙ፡ ክይዲኩም። ሆኖም፡
መኖሩን፡ ክኑ።

ኪትዮህያ፡ ውስጥ፡ ያከው፡ የሕንጻዎች፡
ክኒዬ፡ የት፡ ክተማ፡ ነው?

በጎንደር፡ ክተማ፡ ውስጥ፡ ነው።

ክዲስ፡ ክበግ፡ ክተማ፡ ውስጥ፡ ብዙ፡
ክኒዬች፡ ክኑ?

የከም፡ ጥቂት፡ ናቸው።

ክንተ፡ የተማርክበት፡ ትምህርት፡ ለት፡
በሺ፡ የሚቆጠሩ፡ ተማሪዎች፡ ክኑ
ት?

ክዎ፡ ብዙ፡ ሺ፡ ተማሪዎች፡ ክኑት።

የትምህርት፡ ለቱ፡ ዲሌክተር፡ ኪትዮህ
ያዊ፡ ነጠር?

ክዎ፡ ኪትዮህያዊ፡ ነጠር።

በኪትዮህያ፡ ትምህርት፡ ለቶች፡ ውስጥ
ጥ፡ ወንድና፡ ሴት፡ ተማሪዎች፡ ክነገ
ረው፡ ይማራሉ?

ክዎ፡ ክብረው፡ ይማራሉ።

ትምህርት፡ ለቶች፡ በሙኩ፡ የመንግሥ
ት፡ ናቸው?

የከም፡ ክንዳንድ፡ የግሉ፡ ትምህርት፡ ለ
ቶች፡ ክኑ።

የሌተ፡ ክርስቲያን፡ ትምህርት፡ ለቶች፡
ክመንግሥታዊ፡ ትምህርት፡ ሌካ፡ ም
ን፡ ያስተምራሉ?

ሌካ፡ ብዙ፡ ዓይነት፡ ትምህርት፡ ያስተ
ምራሉ።

በኪትዮህያ፡ ውስጥ፡ ተማሪዎች፡ ለት
ምህርታቸው፡ ገንዘብ፡ ይገኛካሉ?

ክዎ፡ ጥቂት፡ ገንዘብ፡ ይገኛካሉ።

ጥያቄ

መልስ

ኪንቶፎቶ፣ ውስጥ፣ ብዙ፣ የግሉ፣ ትምህርት፣
ህርት፣ ለቶች፣ ክሉ?

በጣም፣ ብዙ፣ ከይዘኩም። ያኩትም፣
ትምህርት፣ ለቶች፣ የሚገኙት፣ ኢት
ከክቅ፣ ክተማዎች፣ ውስጥ፣ ነው።

በኪንቶፎቶ፣ ውስጥ፣ በየመቶ፣ ትምህርት
ርት፣ ለቶች፣ በምን፣ ወር፣ ይገኛሉ
ግሉ?

ከንደዚህ፣ ክገር፣ በመስጠጥም፣ ወር፣
ውስጥ፣ ነው።

ኪንቶፎቶ፣ ውስጥ፣ ብዙ፣ የሚሰጡት፣
ትምህርት፣ ለቶች፣ ክሉ?

ክዎ፣ ሞከተዎክ።

ብዙ፣ የርሻ፣ ትምህርት፣ ለቶች፣ ክሉ?

ክዎ፣ ብዙ፣ ርፍው።

የክስተማሪ፣ ዳምዝ፣ በጣም፣ ጥሩ፣ ነው?
ው?

የክም፣ በጣም፣ ጥሩ፣ ክይዘኩም።

የቀዳማዊ፣ ኃይሉ፣ ሥነሰ፣ ደረብርሰት፣
የግሉ፣ ነው፣ ወይስ፣ የመንግሥት?

የመንግሥት፣ ደረብርሰት፣ ነው።

የሚገኘው፣ ሰፊ፣ ክተማ፣ ነው?

ክደስ፣ ክበጣ፣ ውስጥ፣ ነው።

ብዙ፣ ተማሪዎች፣ ይገኙበታል?

መጠናኛ፣ ርፍው።

ድርሰት

በኪንቶፎቶ፣ ውስጥ፣ ከሱ፣ ከሱ፣ ትምህርት፣ ለቶች፣ በየገታው፣ ተገኛታው፣
በብዙ፣ ሺ፣ የሚቆጠሩ፣ የኪንቶፎቶ፣ ወጣቶች፣ ይማሩባቸዋል። ክነዚህም፣ ትምህርት
ርት፣ ለቶች፣ በሦስት፣ ዋና፣ ክፍሎች፣ ይገኛሉ። የመጀመሪያው፣ ክፍሉ፣ ክንደኛ፣
ድረጃ፣ ትምህርት፣ ለቶች፣ ይገኛሉ። በነዚህ፣ ትምህርት፣ ለቶች፣ ውስጥ፣ የሰነዶች፣

ዓመት፡ ነርሱ፡ ይሰጣሉ። በሁከተኛ፡ ደረጃ፡ ትምህርት፡ ለቶች፡ ግጥ፡ የክራት፡ ዓመት፡ ትምህርት፡ ይሰጣሉ።

መጻፍቸውም፡ ዓይነት፡ ነጥቶች፡ ትምህርት፡ የሚሰጠው፡ በነገራዊና፡ በደብዳቤ ርሲቲ፡ ውስጥ፡ ስለሆነ፡ ከነጥቶች፡ ትምህርት፡ የተዘጋጁት፡ ተመሳሳዮች፡ ሁሉ፡ ወደፊት፡ ደብዳቤ ርሲቲ፡ ይሄዳሉ። በነገራዊ፡ ውስጥ፡ የሚሰጠው፡ ትምህርት፡ ከክራት፡ ዓመት፡ ነው። በዚህ፡ ጊዜ፡ ውስጥ፡ ተመሳሳዮች፡ ሌሎች፡ ትምህርት፡ ይመጣሉ። የነገራዊ፡ ትምህርት ተቸውን፡ ሲያነጻጽሩ፡ ግጥሾች፡ ሥራ፡ ይላሉ። ግጥሾች፡ ግጥ ከነጥቶች፡ ትምህርት፡ ወደፊት ርሲቲ፡ ይሄዳሉ። በክራት፡ ክብር፡ ነጥብ፡ ውስጥ፡ የተገኘው፡ ክራት፡ ደብዳቤ ርሲቲ፡ ከተሰጠው፡ ሲሄድ፡ የተመሳሳዮች፡ ቁጥር፡ ክብር፡ ክንድራት፡ የሚመጡ ነው።

ጥያቄዎች

- በኪትዮቱያ፡ ውስጥ፡ ስንት፡ ተመሳሳዮች ይገኛሉ?
- በኪትዮቱያ፡ ውስጥ፡ ገዢ፡ ትምህርት፡ ለቶች፡ ክራት?
- የኪትዮቱያ፡ ትምህርት፡ ለቶች፡ በስንት፡ ክፍሎች ይገኛሉ?
- የመጠኑ ስፍራ፡ ምን ይገኛል?
- በስንደኛ፡ ደረጃ፡ ትምህርት፡ ለቶች፡ ውስጥ፡ ስንት፡ ዓመት፡ ነርሱ፡ ይሰጣሉ?
- ነጥቶች፡ ትምህርት፡ ለቶች፡ ይገኛሉ?
- በነገራዊ፡ ውስጥ፡ ምን ዓይነት፡ ትምህርት፡ ይሰጣሉ?
- ደብዳቤ ርሲቲ፡ ውስጥ፡ ከመግባት፡ ምን ዓይነት ማድረግ ይኖርባቸዋል?
- ደብዳቤ ርሲቲ፡ ውስጥ፡ ከመግባት፡ ላይኛው መሆን ይኖርባቸዋል?
- በክራት ውስጥ፡ ስንት፡ ደብዳቤ ርሲቲዎች ይገኛሉ?

ሃምሳ፡ ሁከተኛ፡ ትምህርት

ንግግር

የሐንሰ

በክንዳኛና፡ በሁከተኛ፡ ደረጃ፡ ትምህርት፡ ለቶች፡ ውስጥ፡ ምን፡ ሳይነት፡ ትምህርት፡ ይሰጣሉ?

ክበዳ

በጠቅካካው፡ ክርስቶስ፡ ክገር፡ የሚሰጠው፡ ትምህርት፡ እዚህም፡ ይሰጣሉ።

ከምሳሌ፡ ጃጣሬ፣ ቁጥር፣ ተጠቅሞ፣ ሥነ፡ ጥበብ፣ ቋንቋና፡ ሃይማኖት፡ በክንዳኛና፡ በሁከተኛ፡ ደረጃ፡ ትምህርት፡ ለቶች፡ ውስጥ፡ ይሰጣሉ።

በኮከብ፡ ደግሞ፡ ክንዳ፡ ፍልጠናና፣ ሕግ፣ ፖለቲካ፣ ክስተትና፣ መሐንዲስነት፣ ሳይንስና፡ ሕንፃና፡ የመሳሰሉት፡ ትምህርቶች፡ ይሰጣሉ።

የሐንሰ

ተማሪዎች፡ እነዚህን፡ ትምህርቶች፡ የሚማሩት፡ በክንዳኛና፡ ነው?

ክበዳ

በክንዳኛና፡ በሁከተኛ፡ ደረጃ፡ ትምህርት፡ ለቶች፡ ውስጥ፡ ክንዳኛና፡ ክንዳኛና፡ ይጠቀሙግቸዋል። በኮከብ፡ ውስጥ፡ ግን፡ ክንዳኛና፡ ፈረንሳይኛና፡ ይጠቀሙግቸዋል።

የሐንሰ

ተማሪዎችን፡ መንግሥት፡ እየከፈሉ፡ ወገን፡ የሚያስተምሩት፡ ወይስ፡ ሌላው፡ እየከፈሉ፡ ነው?

ክበዳ

ቀዳሚ፡ ክንዳኛ፡ ደረጃ፡ ትምህርት፡ ለቶች፡ ጃጣሬ፡ ክስተት፡ ክሌጅ፡ ድረስ፡ መንግሥት፡ ማናቸውንም፡ ወይስ፡ እየከፈሉ፡ ተማሪዎችን፡ ያስተምራል፡ ነበር። ከሁሉም፡ ግን፡ ግማሹን፡ መንግሥት፡ ግማሹን፡ ተማሪዎች፡ እንዲጠፋሉ፡ ተከራኝነት፡ ነው።

ሐንሰ

ነገረ

ትምህርት፡ በጣም፡ ክብሩወዳይ፡ ለመሆን
 ህይወት፡ ተማሪዎችን፡ መንግሥት፡ ነገ
 ከገዛቸው፡ በስተቀር፡ በሌላቸው፡
 ክብሩወዳይ፡ ለመማር፡ በጣም፡ ያስ
 ቸግራቸዋል።

ይህ፡ የሚያመጣጠር፡ ነው። ስለሆነ
 ህይወት፡ መንግሥት፡ ከገዛቸው፡ ተማሪ
 ዎች፡ ክብሩወዳይ፡ ይሰጣል።

ጥያቄ፡ መሰረት

ጥያቄ

መሰረት

እዚህ፡ ሐንጊም፡ ለት፡ ውስጥ፡ ስለሆነ
 ክፍል፡ የሚያውቁት፡ ሰዎች፡ ክፍል?
 በከፍተኛ፡ የግል፡ ህግ፡ ክፍል?
 የመንግሥት፡ ትምህርት፡ ለመማር፡ የ
 ሚኒስቴር፡ ሰዎች፡ ክፍል?
 እንዲሁም፡ ትምህርት፡ መስተማር፡ የሚ
 ፈጠሩ፡ ክስተታዎች፡ እዚህ፡ ነገ
 ተማሪ፡ ውስጥ፡ ይገኛሉ?
 የትምህርት፡ ሚኒስቴር፡ ብዙ፡ ክስተት
 ርሽጥ፡ ክፍል?
 ክፍል፡ ለት፡ ውስጥ፡ ብዙ፡ ሰው፡ ክፍል?

እነዚህ፡ ለመሰረት፡
 እንዲሁም፡ በተለይ፡ ክፍል፡ ውስጥ፡
 ሚኒስቴር፡
 እነዚህ፡ ለመሰረት፡
 እነዚህ፡ ለመሰረት፡
 እነዚህ፡ ለመሰረት፡

ጥያቄ

መልስ

የጅግጫሬና የታሪክ ትምህርት የተ

ከዎ፣ ሞከተዋል።

ማሩ ኪትሎድያዊያን ክኩ?

ክሥነ፣ ጥበብ ትምህርት ለት ውስጥ

ዐከም፣ ክነዚህን ትምህርቶች ክዚህ፡

ፓኬቲንግና ፍልሰፍና የሚማሩ

ትምህርት ለት ውስጥ ክያስተም

ተማሪዎች ሞከተዋል?

ኑም።

ክኪትሎድያ የመጡ ሰዎች ታውቋ

ከዎ፣ ዋሽንግተን ውስጥ ሞከተዋል።

ከህ?

በሚመጣው ጎምንት ለተ ወጪ

ወጪ የሚደርግበት ለተ ምክንያት

ታደርጋከህ?

ሞከቶኛል።

ሴትህን ስትሠራ የሚያግዙህ ጊዳ

ከዎ፣ ሞከተውኛል።

ዎች ክኩህ?

በዚህ ክተማ ውስጥ የሚኖሩት

ከዎ፣ ሞከተዋል።

ሰዎች መግኘት በፓኪስ የሚ

ጠረጠሩ ክኩ?

ዛሬ ክሰዓት በኋካ ምን ታደርጋከ

ቀጠሮ ሞከቶኛል።

ህ?

ክናንተ መንደር ቀጠሮ ሞከቷል?

ጥንት ነገር ክንጂ ክሁን ክንድ

ም ክይገኝም።

የሚሸጥ ፍለክ ክከህ?

ከዎ፣ ሞከቶኛል።

ክገትህ ለተ ክገብት ክካቸው?

ከዎ፣ ሞከቷቸዋል።

ኪትሎድያ ውስጥ ለተ ዓይነት

ከዎ፣ ሞከቷል።

ክገብት ክከ?

ጥያቄ

መልስ

በገንታማው፡ ከጠገብ፡ የሚታደጉ፡ ከ
ውጫ፡ ክኩ?

ከዎ፡ ከሥጋ፡ የሚሆኑ፡ ክውጫዎች፡
ሞከተዋል።

ከፍንቀ፡ ጠቅካይ፡ ግዛቶች፡ ውስጥ፡
ትክክቅ፡ ተጫዎች፡ ይገኛሉ?

ከዎ፡ ሞከተዋል።

ሲኒማ፡ ቤት፡ ማቋቋም፡ የሚፈልጉ፡
ሰዎች፡ ተውቃህ?

ሲኒማ፡ ቤት፡ ከማቋቋም፡ የሚፈልጉ፡
ሰዎች፡ ሞከተዋል።

ከሰተማር፡ መሆን፡ የሚፈልጉ፡ ሰዎች፡
ክኩ?

ከዎ፡ ብዙ፡ ገንጣሪዎች፡ ሞከተዋል።

በዚህ፡ ወር፡ ውስጥ፡ ወደ፡ ክዲሱ፡ ከ
በገ፡ የሚሄዱ፡ ሰዎች፡ ክኩ?

ከዎ፡ ክፍ፡ መሥሪያ፡ ቤት፡ ውስጥ፡
ሞከተዋል።

ከከጅቶህ፡ መገንጠል፡ ሕንጻዎች፡ መ
ማር፡ የሚፈልጉ፡ ማን፡ ነው?

ትክክቅ፡ ከጅ፡ ነው።

የትኛው፡ የሚሰሩ፡ ሆስፒታል፡ ሐ
ኪዎች፡ ክኩ?

ከዲሱ፡ የሚሰሩ፡ ሆስፒታል፡ ሐኪ
ሞች፡ ሞከተዋል።

ፓኬቲክ፡ የሚማሩ፡ ብዙ፡ ኪትሶቲያ
ዊያን፡ ክኩ?

ከዎ፡ ሞከተዋል።

ኪትሶቲያን፡ ሄደው፡ ያዩ፡ ብዙ፡ ክሚሪ
ካዊያን፡ ክኩ?

ከዎ፡ በየገንታማው፡ ሞከተዋል።

ጥያቄዎች

ትምህርት፡ ከምን፡ ይጠቅማል?

በኢትዮጵያ፡ ሲሰጥ፡ ገጃት፡ በምን፡ ካይ፡ ይጠቀሳል?

ብዙ፡ ትምህርት፡ ለቶች፡ በኢትዮጵያ፡ ውስጥ፡ ይገኛል?

ትምህርት፡ ለቶች፡ የት፡ ይገኛል?

በገጠናቶች፡ ትምህርት፡ ረገድ፡ የተፈጸመውን፡ ነገር፡ ክስረዳ።

ተማሪዎች፡ ትምህርታቸውን፡ ሲጨርሱ፡ ምን፡ ያደርጋሉ?

ተማሪዎች፡ ሲገቡ፡ ወደ፡ ውጭ፡ ክገር፡ ይሄዳሉ?

ትምህርት፡ ወደፊት፡ በኢትዮጵያ፡ ውስጥ፡ ከምን፡ እየተስፋፋ፡

ይሄዳል?

እስካሁን፡ የሚሰጣቸው፡ ተማሪዎች፡ ብዙ፡ ናቸው?

እስካሁን፡ ከመግንቱ፡ ምን፡ ማድረግ፡ ያስፈልጋል?

ሃምሳ፡ ሦስተኛ፡ ትምህርት

ንግግር

የሐንሰ

ገበይ

ሰከ፡ ኪትዮድያ፡ መንግሥት፡ ክብሩ፡

በቀድሞ፡ ጊዜ፡ ኪትዮድያ፡ በብዙ፡

ጊዜ፡ ጄምሮ፡ ከሚወቅ፡ ክፍ፡ ልግ፡

ክፍሎች፡ ተከፋፍሎ፡ ነበር።

ነበር።

ክንዳንድ፡ ክፍሉ፡ በንጉሥ፡ ይተካ

ፍቅር፡ ሲሆን፡ ከነግሩን፡ ይወዳሉ?

ዳር፡ ነበር።

ገበይ

ኃይሎች፡ ንጉሥን፡ ክንድ፡ ክድ፡ ተዋድ

ገድሮ፡ ጄምሮ፡ ኪትዮድያ፡ የምትገዛ

ሮስ፡ ክንድ፡ ክድ፡ ምደላን፡ ያሉ፡

ው፡ በንጉሥ፡ ሰከሆነ፡ የመንግሥ

ተሰጠው፡ ኪትዮድያን፡ ክንድ፡

ትዋ፡ ሥነ፡ ሥርዓት፡ የተመሠረተ

ከሚወረወር፡ በግሩባት፡ ጊዜ፡ ይ

ው፡ በንጉሥ፡ ካይ፡ ነው።

ግግ፡ ንጉሥን፡ ክንዳንድ፡

የሐንሰ

ንጉሥ፡ ነገሥት፡ ተብሎው፡

ከምን፡ የኪትዮድያ፡ ንጉሥን፡ ንጉሥ፡

ገዛተዋል።

ነገሥት፡ ተብሎው፡ ይጠራሉ?

ጥያቄ፡ መከሰ

ጥያቄ

መከሰ

በጠገይ፡ ሊገድ፡ ጥሩነሽ፡ ክንድን፡ ነች?

በግግ፡ ጥሩ፡ ነች።

ሥራው፡ በጥሮግራሙ፡ መሠረት፡ የ

ክፍ፡ የሚሠራ፡ ይመሰክራል።

ሚሠራ፡ ይመሰክራል?

ሥራውን፡ ያገኘው፡ በቀድሞት ነች፡ ነው?

የከም፡ በትምህርቱ፡ ነው።

ጥያቄ

መልስ

የቂሱን፡ ንግግር፡ በመሁኑ፡ ተገነዘብኸኝ
ው?

ከዎ፣ ተገነዘብሁኝ።

የመሥሪያ፡ ቤቶችሁ፡ ገጂች፡ በዓመት፡
ሰንጠረዥ፡ ነው?

ከንድ፡ መቶ፡ ሺ፡ ገር፡ ነው።

በሚመጣው፡ ዓመት፡ ገዢ፡ ሠራተኞች፡
ትቀጥራላችሁ?

ከዎ፣ ሁከት፡ መቶ፡ ሠራተኞች፡ እንቀ
ጥራላችሁ።

በክፍንተ፡ ቀበሌ፡ ገብር፡ ጣቢያ፡ ክስ፡
ክሚሪግ፡ መኪና፡ በመሥራት፡ በጣ
ም፡ ነፍ፡ ያክ፡ እርምጃ፡ ክፍርጉ
ክስ?

ያውቅሱሱ፡ ጣቢያ፡ እንደ፡ የገብር፡ ጣቢያ፡ የአም።
ከዎ፣ ነፍ፡ ያክ፡ እርምጃ፡ ክፍርጉ።

ያዴ፡ ተዋዳሪሱ፡ ገብሮግና፡ ነገሱ፡
ምደባሱ፡ ገብሮግና፡ ይበካጥ፡ ነ
በር?

ሚገባ፡ ያውቃለሁ።

ያገርህ፡ የትምህርት፡ ዕድገት፡ ክሁን፡
ነፍ፡ እያክ፡ ሄደህ?

ክሁን፡ በጣም፡ ነፍ፡ ገደህ።

በትምህርት፡ እረገድ፡ ኪትሎኑ፡ ያዴ
ረገገው፡ እርምጃ፡ በጣም፡ ክስ
ዳናቂ፡ መሰሉ፡ ይተይሃሉ?

ከዎ፣ በጣም፡ ክስዳናቂ፡ ነው።

የክፍንተ፡ ቀበሌ፡ ክስተዳዳሪ፡ ሰም፡
ሚገባ፡ ነው?

ከዎ፡ የሁሉን፡ ይገኛሉ።

የሳይንስ፡ ትምህርት፡ በጣም፡ ነፍ፡ ያ
ከሰት፡ ክገር፡ ሚገባ፡ ነው?

ክሚሪግ፡ ነው።

ጥያቄ

መልስ

አገሪቱ ሳይንሱ ከመጣር ይፈልጋል?
አ?

የከም፣ የሳይንሱ ጥምህርት በጭራሽ
ሽ፣ ከያስደስተውም።

ከመሆኑ ወደ ኮሌጅ ሄደህ፣ ያደረጉት
፣ እርምጃ ተመልክተህ?

ከዎ፣ ተመልክቻለሁ።

በምን ዓይነት ጥምህርት ደግሞት
መስላለህ?

በሳይንሱ ደግሞ ጥምህርት ነኝ።

ከዚህ ምደባው ደግሞ ጥምህርት ነገሩ?
በየወጥታ የደምዘህን ሲሰጥ ከሞት ጋር
ሰጠህ?

የከም፣ በጣም ጭራሽ ጥምህርት ነገሩ።
ከከፍተኛ ክፍሉ ነው።

የወር ገደብ ላይ በወጥታ መገመገም
ሚቻል ጥምህርት ነው?

ብዙ ጊዜ ከውቀት ነው።

ከሽግግር ላይ በሰንጠረዥ ቀጠርኩ?

በክሥር ላይ ቀጠርሁት።

የተናገርኩት ነገር መገመገም መሆኑን
አሁን ተገነዘብኩ?

ከዎ፣ ተገንዝቤዋለሁ።

ከጥምህርት ላይ የሚሆን ገንዘብ ከ
መግጥት ገረብ ነገር?

ከዎ፣ በጣም ጥሩ ነገር።

የዚህ ክፍል የሳይንሱ እርምጃ በጣም
ምን ከሰደድቀው ከይደረግ?

ከዎ፣ በጣም ከሰደድቀው ነው።

በሳይንሱ ለገደብ ነዚህ ክፍል የካቶ
ክፍል ያኩ ይመስላሉ?

አዎ፣ የሚውቀው ኮሌጅ ክፍል የከም።

የከም ላይ የኢትዮጵያ መንግሥት
ከሰተዳደር ክፍል ዓይነት ይመስላሉ?

የከም የተከያዘ ነው።

ጥያቄ

መልስ

ሴት፡ በሥራዋሩ፡ በጠገያዋ፡ የምት

ማት፡ የውቃት።

ወዳጅ፡ ይመሰክራሉ?

ካንተሩ፡ ካንተሩ፡ ማት፡ ክሸገራ?

ጥሩ፡ ክሸገራ።

ድሮ፡ እዚህ፡ ክገር፡ ሳረጋሉ?

የከም፡ ክሁን፡ የመጀመሪያ፡ ጊዜ፡

ነው።

ድሮ፡ ያየኸውን፡ ክገር፡ ደግመህ፡ ማ

ክም፡ ማየት፡ እፈክጋለሁ።

የት፡ ትፈክጋለህ?

ድሮ፡ ክማርጃ፡ ትሳገር፡ ነገር?

ክም፡ ድሮ፡ እሳገር፡ ነገር።

ድሮ፡ የተማርኸውን፡ ላሬ፡ ተሰተው

የከም፡ ክካሰተውሰውም።

ሰዋለህ?

የድሮውን፡ የኪትዮራያን፡ ካተማ፡

ክም፡ ክውቃለሁ።

ተውቃለህ?

የድሮው፡ ሰምህ፡ ማት፡ ነገር?

ከማ፡ ነገር።

ድሮ፡ ክካተማው፡ ውሰጥ፡ ሲኒማ፡

ክም፡ ብዙ፡ ሲኒማ፡ ለቶች፡ ነገር።

ለቶች፡ ነገር?

ድሮ፡ በየጊዜው፡ ሲኒማ፡ ታይ፡ ነገር?

ክም፡ በየሳምንቱ፡ እይ፡ ነገር።

እዚህ፡ ክገር፡ ድሮ፡ መጥተህ፡ ነገር?

ክም፡ በከጃጎቱ፡ መጥጥ፡ ነገር።

የድሮውን፡ ገንዘብ፡ ከወጡት?

ክም፡ ክዲሱ፡ ገንዘብ፡ ወጥቷል።

የድሮው፡ ሳይነት፡ መገረ፡ ክሁን፡ ይገ

ክም፡ ይገኛል።

ኛል?

የድሮው፡ ለትህ፡ የተሠራ፡ ካሰገገገ

ክም፡ ካሰገገገ፡ ነገር።

ት፡ ነገር?

ድርሰት

በክሁኑ፡ ዘመን፡ ኪትሶድያ፡ የምትገዛው፡ በገገው፡ ነገሥት፡ ሠልጣን፡ ሠር፡ ነው። ከገዳ፡ ሰው፡ ገገው፡ ነገሥት፡ ማከት፡ ምን፡ ማከት፡ ነው፡ ገገው፡ ለ ጠይቅ፡ የሚመከሰከት፡ መከሰ፡ ከገዳሚ ክብካው፡ ነው።

ገገው፡ ነገሥት፡ ማከት፡ የገገሆች፡ ገገሥ፡ ማከት፡ ነው። በቀድሞ፡ ዘመን፡ ኪትሶድያ፡ በገገው፡ ክፍሎች፡ ተክፋፋካ፡ ነበር። ከያገዳገድ፡ ክፍሉ፡ ሌሎች፡ የቻሉ፡ ከገር፡ ነበር። ከያገዳገድ፡ ክፍሉ፡ ሌሎች፡ የቻሉ፡ ከገር፡ ነበር። ክከካው፡ ክፍሉ፡ ጋር፡ የሚያገናኙው፡ ገገው፡ ነገር፡ ከከነበረም። መገገድና፡ መገናኛ፡ ሰካሪ ነበር። ክከንድ፡ ክፍሉ፡ ወደ፡ ከካው፡ ክፍሉ፡ መሃድ፡ በጣም፡ ክሰቸጋጌ፡ ነበር። በዚህ፡ ምክንያት፡ ከያገዳገድ፡ ከገር፡ በሌሎች፡ ገገሥ፡ ይተዳደር፡ ነበር።

ኪትሶድያን፡ ከገዳ፡ ከማድረግ፡ ገገው፡ ሰመጥ፡ ገገሆች፡ ተነሰተው፡ ተከያይቶ፡ የነበረውን፡ ከገር፡ ከገዳ፡ ገዳረጉት፡ በኋላ፡ ገገው፡ ነገሥት፡ ተገኘው፡ ነገሠዋል። ከገዳዚህ፡ ያሉት፡ ተካካቅ፡ ገገሆች፡ ሰማቸው፡ በኪትሶድያ፡ ተሌኩ፡ ካሉ፡ ተደፎ፡ ይገኛል።

ጥያቄዎች

በክሁኑ፡ ዘመን፡ ኪትሶድያ፡ የምትገዛው፡ ክገዳገድ፡ ነው?

ኪትሶድያን፡ የሚገዛ፡ ማን፡ ነው?

ገገው፡ ነገሥት፡ ምን፡ ማከት፡ ነው?

በቀድሞ፡ ዘመን፡ ኪትሶድያ፡ በገገው፡ ክፍሎች፡ ተክፋፋካ፡

ነበር?

ከያገዳገድን፡ ክፍሉ፡ ማን፡ ይገዛው፡ ነበር?

ከከንድ፡ ከፍ፡ ወይ፡ ኮነው፡ ከፍ፡ በቀካኩ፡ መሄድ፡

ይቻሉ፡ ነገር?

የመንገድ፡ የመንገድ፡ ጥቅም፡ ምንድን፡ ነው?

ከጥቅም፡ ከጥቅም፡ የሥራ፡ ማን፡ ነው?

ከገር፡ ከጥቅም፡ ማን፡ ከሥራ፡ ነው?

ከጥቅም፡ ከጥቅም፡ የሥራ፡ ማን፡ ነው?

ሃምሳ፡ ከጌተኛ፡ ትምህርት

ንግግር

የሐንሰ

ኪትዮድያ፡ ሕገ፡ መንግሥት፡ ከካት?

ክባድ

ክንድ፡ ከውሮዳ፡ ከቆጣጠር፡ በከሥ
ሬ፡ ዘጠኝ፡ መቶ፡ ሠካሳ፡ ክንድ፡
ዓመተ፡ ምህረት፡ ኪትዮድያ፡ ሕ
ገ፡ መንግሥት፡ ከውጥታኮች፡፡

ይህ፡ ሕገ፡ መንግሥት፡ በከሥሬ፡ ዘ
ጠኝ፡ መቶ፡ ሃምሳ፡ ከምስት፡
ዓመተ፡ ምህረት፡ ክንድገና፡
ተሰፋፋቶ፡ ወጥቷል፡፡

የሐንሰ

ፓርላማው፡ በሰንት፡ ክፍሎች፡ ይከ
ፈካል?

ክባድ

የኪትዮድያ፡ ፓርላማ፡ በሁከት፡ ክፍ
ኮች፡ ይከፈላል፡፡

የመጅመሪያው፡ ክፍል፡ የሕግ፡ መ
ምሪያ፡ ይገካል፡፡

የሁከተኛው፡ ክፍል፡ ዳግም፡ የሕ
ግ፡ መወሰኛ፡ ይገካል፡፡

የሐንሰ

የፓርላማ፡ ምርጫ፡ ክንድት፡ ነው?

ክባድ

ከሕግ፡ መምሪያ፡ የሚሆኑትን፡ ክገ
ኮች፡ ሕዝቡ፡ ከየጠቅካይ፡ ግዛ
ቱ፡ ከየውጫውና፡ ከየውረዳው፡
ይመርጣል፡፡

ከሕግ፡ መወሰኛ፡ የሚሆኑትን፡ ክገኮ
ች፡ ዳግም፡ ንጉሠ፡ ነገሥቱ፡ በሥ
ሬቸው፡ ከተወቁት፡ መኳንንቶ
ችና፡ ገካገቶች፡ መግኘት፡ መ
ርጠ፡ ይገኛል፡፡

የሐንሰ

ክገኮች፡ ከሰንት፡ ዓመት፡ ይመረጣ
ኩ?

ክባድ

የሕግ፡ መምሪያ፡ ክገኮች፡ ከከሬት፡
ዓመት፡ ብቻ፡ ሲመረጡ፡ የሕግ፡
መወሰኛ፡ ክገኮች፡ ከሰድስ
ት፡ ዓመት፡ ይገኛሉ፡፡

ጥያቄና መከሰ

ጥያቄ

መከሰ

የመገናኛ፣ መደሰታት፣ ማገ፣ ናቸው?

ከገ፣ የሐገሰ፣ ናቸው።

የጥፋነሽ፣ ስገገ፣ ሰመ፣ ጥፋ፣ ነገፋ?

ከጥ፣ ሰመ፣ ጥፋ፣ ነገፋ።

በኪትዮቲያ፣ ካይ፣ መገገሥ፣ የሚቻ

ከገገገኛው፣ ጊዘ፣ የገገሥ፣ ከጅ፣ መሆ

ኮ፣ ሰው፣ ስንዴት፣ ያኮ፣ መሆን፣

ን፣ ከከሰት።

ከከሰት?

ኪትዮቲያ፣ ውስጥ፣ ገገሥ፣ ሰንት፣ ዓመ

የተወሰነ፣ ከይይከም።

ት፣ መገገሥ፣ ይቻላል?

ታካቅ፣ ወንድምህ፣ የሚመረው፣ የት፣

ከሚገኝ፣ ውስጥ፣ ነው።

ከገር፣ ነው?

ከመድሐኑ፣ ሥር፣ የነበረውን፣ ጋዜጣ፣

ክፊ፣ ወሰን፣ ከክላሳ፣ ሰጠሁዎት።

ማን፣ ወሰኗው?

ከገ፣ ከሚሠራው፣ ከማን፣ ሥር፣

ከገገገ፣ መደሰታት፣ ሥር፣ ነው።

ነው?

የኪትዮቲያ፣ ፓርካማ፣ የሚገኝ፣ በየት

በክዲሱ፣ ከሰገ፣ ከተማ፣ ውስጥ፣ ነው።

ኛው፣ ከተማ፣ ውስጥ፣ ነው?

ሰከ፣ ከገርህ፣ ሕገ፣ መገገሥት፣ የት፣

ትምህርት፣ ቤት፣ ውስጥ፣ ነው።

ተማርክ?

በሕግ፣ መወሰን፣ ክፍሉ፣ ውስጥ፣ ሠ

የከም፣ ሠርቶ፣ ከካውቅም።

ርተህ፣ ቃውቆክህ?

የፓርካማው፣ ከገሎች፣ ከዚህ፣ ይ

የከም፣ ከይመጡም።

መጣኩ?

ጥያቄ	መልስ
ወንድምህ፡ የሕግ፡ መወሰኛ፡ ክገኛ፡ ናቸው?	ክዎ፡ ናቸው።
የትኛው፡ ወረዳ፡ ትምህርት፡ ስንት፡ የ ሚያሰጩት፡ ይመሰገናሉ?	ወረዳዎቹ፡ ሁሉ፡ ትምህርት፡ ስንት፡ ያሰጩት፡ ይታወቃል።
ግንኙ፡ ገንጠቶች፡ ክንድ፡ ክገረ፡ ገዢ፡ ክንድህን፡ ተገኝተዋል?	ክዎ፡ ክንድን፡ ገኜዋል።
የአካላት፡ ስንት፡ ያሰጡት፡ መገ ናቸው፡ ነው?	ክዎ፡ ያሰጡት፡ ሁሉ፡ መገናቸው፡ ነው።
ክንድህን፡ ክፍሉን፡ ወሰን፡ ያሰጡ፡ ትኩረት፡ ወንጌ፡ ማን፡ ይገኛል?	ዳግቤ፡ ይገኛል።
ከሁካቸው፡ ትኩረት፡ ማን፡ ነው?	ክንድ፡ ከሁሉ፡ ነው።
የወረዳውን፡ ገንጠታ፡ ክሰጡ?	የሁሉም፡ ክሰጡት።
ተማሪዎች፡ መምህራን፡ ወደ፡ ክሰጡ ካ፡ መካከል፡ ክንድካን?	ክዎ፡ ክንድ፡ ክሰጡ፡ ተማሪዎች፡ መ ምህራን፡ መካከል፡ ትኩረት፡ ነው።
ከሙሉ፡ ጠንቅቶ፡ ሰጡ፡ መሥሪያቸው፡ ይህ ክንድ?	የሁሉም፡ ክሰጡት።
ክሰጡት፡ የጥራት፡ ስንት፡ ምር ጫ፡ የሚያደርጉት፡ መቼ፡ ነው?	ከክንድ፡ ዳመት፡ ጠንቅቶ፡ ነው።
የወረዳው፡ ገዢ፡ የተማሪው፡ የት ክገረ፡ ነው?	ክንድ፡ ክገረ፡ ወሰን፡ ነው።
የገንዘብ፡ ክገረ፡ ጠንቅቶ፡ ወ ሰጡ፡ የሰጡት፡ ጊዜ፡ ክንድ?	ጠንቅቶ፡ ወሰን፡ ይሰጡት።

ጥያቄዎች

የመጅመሪያው ሕገ መንግሥት፣ በሰንጠረዥ ዓመተ ምኅረት ወጣ?

ከኢሱ ሕገ መንግሥት መቼ ወጣ?

ከኢሱ ሕገ መንግሥት ዋና ዓካማው ምንድን ነው?

የኢትዮጵያ ፓርላማ ሰንጠረዥ ክፍሎች ከሆኑ?

ሰማቸው ማን ማን ይገኛሉ?

የሕግ መምሪያ ክግሎች የሚመረጡት እንዴት ነው?

የሕግ መወሰኛ ክግሎች እንዴት ይመረጣሉ?

የሕግ መምሪያ ክግሎች ከሰንጠረዥ ዓመት ይመረጣሉ?

የፓርላማው ክግሎች ሥራ ምንድን ነው?

ከብዛኛው ጊዜ ሕግ ክፍት ይመነጻል?

ጥያቄ	መልስ
በድምፅ፡ ብሉጫ፡ የተመረጡት፡ ሰዎች፡ ከሰዓት፡ ዓመት፡ ያገክግካኑ?	ከጌት፡ ዓመት፡ ነው።
በተቻለህ፡ መጠን፡ ክግትና፡ እናትህን፡ መደገፍ፡ ትወዳለህ?	ከዎ፡ በጣም፡ ደስ፡ ይከኛኩ።
በሚኒስትሮች፡ ምክር፡ ሴት፡ ውስጥ፡ ሠርተህ፡ ታወቀህ?	የከም፡ ሠርቼ፡ ከካውቅም።
ጃንሆይ፡ ካሜሪካ፡ ሲመከሱ፡ መጋገጥ ተኖረ፡ መሰፍንቱ፡ ተቀብሏቸው?	ከዎ፡ በሙሉ፡ መጥተው፡ ተቀብሎ ዋቸው።
የፍርድን፡ ውሳኔ፡ ከመስማት፡ ወደ፡ ፍርድ፡ ሴት፡ ትሄዳለህ?	ከዎ፡ እሄዳለሁ።
የሴቶን፡ ዋጋ፡ ከጎጂ፡ መወሰን፡ ትችያለህ?	የከም፡ ክፍት ከም።
እመዝጊያው፡ ካይ፡ የተገጠከጠከው፡ ነገር፡ የማን ነው?	የወገድ ማ፡ ነው።
የዓገይ፡ ወገን፡ ድካይይ፡ በጣም፡ ትከቅ ነው?	ከዎ፡ ትከቅ ነው።
ከድካይይ፡ ካይ፡ የወደቀው፡ ሰው፡ የት፡ ይኖር፡ ነበር?	ከደቡብ፡ ነጥማ፡ ውስጥ፡ ነበር።
በጣጣው፡ መካከል፡ ወንዙ፡ ክስ? ወተደሮች፡ ጌሱ፡ መኛ፡ ይጣወታኑ?	ከዎ፡ ሁከት፡ ትከከቅ፡ ወንዞች፡ ክስ። ቅዳሜ፡ ነገረዳት፡ በኋላ፡ ይጣወታኑ።
ጫካ፡ ብዙ፡ ጊዜ፡ በክሜሪካ፡ ውስጥ፡ ይቀጠላል?	ከዎ፡ ብዙ፡ ጊዜ፡ ይቀጠላል።

ጥያቄ

መልስ

ወደ፡ ሥራሽ፡ ስትሃድ፡ ሕፃኑን፡ ማን፡
ይጠብቀዋል?

ክያተ፡ ትጠብቀዋለች።

በቤታችሁ፡ ዙፊያ፡ ክጥር፡ ክኮ?

ክጥር፡ የኮም።

ካንተ፡ ክጠገብ፡ ተቀምጦ፡ የነበረው፡
ሰው፡ ማን፡ ነበር?

በውኅቱ፡ ክካውቀውም።

ክፎቁ፡ ካይ፡ መታጠቢያ፡ ቤት፡ ክኮ?

ክዎ፡ ሁከት፡ መታጠቢያ፡ ቤቶች፡ ክኮ።

ክወንዙ፡ በካይ፡ ያከው፡ ክርሻ፡ የማን፡
ነው?

ያጎፍ፡ ነው።

ክሳጥቱ፡ ውሰኛ፡ ያከውን፡ ልብሱ፡ ወ
ሰድኸው?

የኮም፡ ክልወሰድሁትም።

ክቤት፡ መንግሥቱ፡ ግርጌ፡ ጌሳ፡ ማዳ፡
ክኮ?

ክዎ፡ ክኮ።

ካህጋው፡ በታች፡ ምን፡ ክኮ?

ምንም፡ የኮም።

ክመኪናው፡ ውሰኛ፡ ወጥቶ፡ የት፡ ሃይ?

ምግብ፡ ቤት፡ ገባ።

ክቤት፡ ውጭ፡ ሃይው፡ ኪጫወቱ፡ ይች
ካኮ?

ክዎ፡ ይችካኮ።

ክሰብትመጡ፡ ድረሱ፡ ልጠብቃችሁ?

ክዎ፡ ጠብቀን።

ቤቱን፡ ክቦታው፡ ጋር፡ ገዛኸው?

ክዎ፡ ገዛሁት።

ክናትህ፡ ዘንድ፡ ያከውን፡ መኪና፡ ልው
ሰዳው?

ክዎ፡ ውሰዳው።

ጥዋት፡ ክኛ፡ ጋ፡ ትመግካችሁ?

ክዎ፡ በጥዋት፡ ክመግካሁ።

ካህጋው፡ ግርጌና፡ ሌሰጌ፡ ምን፡ ክኮ?

ምንም፡ የኮም።

ጥያቄ

መልስ

ከበሩ፣ ጌት፣ ከጌት፣ ያኩትን፣ ወንበሮች፣
ከነሳሃቸው?

ከዎ፣ ከነሳሃሁዎቻው።

ካንተ፣ ጌት፣ ተቀምጣ፣ መድሐፍ፣ ያነ
በበች፣ ማን፣ ሩት?

ወይዘሮ፣ ከከማዝ፣ ሩት።

ገሰዳት፣ በኋላ፣ ወደ፣ ሲኒማ፣ ሴት፣ መ
ሄድ፣ ትፈልጉኛላችሁ?

የከም፣ ከንፎትግም።

ገሰማ፣ በጌት፣ ማን፣ መጥቶ፣ ነበር?
በከንተና፣ በከማ፣ መገንኮ፣ ምን፣ ነ
ገር፣ ክክ?

ማንም፣ ከከመጣም።

ምንም፣ ነገር፣ የከም።

ከገንጠ፣ ጌት፣ ያከውን፣ ሴት፣ ማን፣
ገዛው?

ወይዘሮ፣ ጥሩነሽ፣ ገዛችው።

በሴተ፣ ክርሰቲያኑ፣ ዙሪያ፣ ያኩት፣ ሴት
ች፣ ሁኑ፣ የመንግሥት፣ ሩቸው?

የከም፣ ያች፣ ተሰማ፣ ሩቸው።

በሰምም ነታችን፣ መሠረት፣ ገንዘብን፣
ትሰጠኛክህ?

ከዎ፣ ከሰጥሃሁ።

ወንድምህን፣ ገደኛው፣ ጊዜ፣ ምን፣ ነገ
ርኛው?

ምንም፣ ከከነገርሁትም።

በወንድ፣ ዳር፣ ዘፎች፣ ተነካችሁ?

ከዎ፣ ተነካችሁ።

ድርሰት

የኪትዮድያ፣ ባገሠ፣ ነገሥት፣ መንግሥት፣ የጥንቅቅ፣ የክህነት፣ የክስተት
 ድር፣ ሁናታ፣ ይዘ፣ ይገኛል። ባገሠ፣ ነገሥቱ፣ ተካቅ፣ ሥህግ፣ ስህክህው፣ ማናቸ
 ውገም፣ የክስተትድር፣ ክፍክ፣ ኪያዝ፣ ይቸካክ። የውጭ፣ ክገር፣ ጉዳይ፣ ክመራር፣
 የሚከተተክ፣ የሚወሰን፣ ባገሠ፣ ነገሥቱ፣ ነው። ያገራ፣ የመከካከያ፣ ኋይክ።
 በጠቅካካ፣ የሚያዝ፣ ክንዲዚሁም፣ ተካካቅ፣ የመንግሥት፣ ገሥሥግግ፣ የ
 ሚሽም፣ የሚሸር፣ ባገሠ፣ ነገሥቱ፣ ነው።

ጠቅካይ፣ ሚኒስትሩ፣ ኪኩቸ፣ ሚኒስትሮች፣ በክንዲነት፣ የሚኒስትሮች፣
 የምክር፣ ሌት፣ ክገሎች፣ ናቸው። ማናቸውም፣ ያገር፣ ክስተትድር፣ ሕግጋት፣ የሚ
 ወጣው፣ የሚኒስትሮች፣ ምክር፣ ሌት፣ ክገሎች፣ ተማክረው፣ በወሰኑት፣ ውሳኔ፣
 ነው። የሚኒስትሮች፣ ምክር፣ ሌት፣ ኪቅ፣ መንገር፣ ባገሠ፣ ነገሥቱ፣ ነው። በክ
 ሁት፣ ጊዜ፣ የመንግሥቱ፣ ሥህግ፣ ክግርካማው፣ ይከቅ፣ ወደ፣ ባገሠ፣ ነገሥ
 ቱና፣ ወደ፣ ሚኒስትሮች፣ ምክር፣ ሌት፣ ያዘነገካክ።

ጥያቄዎች

- የኪትዮድያ፣ መንግሥት፣ ክስተትድር፣ ክንዲት፣ ነው?
- የባገሠ፣ ነገሥቱ፣ ሥህግ፣ ክስተትድር፣ ድረስ፣ ነው?
- የክገራ፣ የመከካከያ፣ ኋይክ፣ የሚያዝ፣ ማን፣ ነው?
- ስህግ፣ ውጭ፣ ጉዳይ፣ ስህግ፣ ክገር፣ ውሳኔ፣ ጉዳይ፣ የሚወሰን፣
 ማን፣ ነው?
- ባገሠ፣ ነገሥቱ፣ በሚኒስትሮች፣ ምክር፣ ሌት፣ ውሳኔ፣
 ኪቅመጥ፣ ይቸካክ?

በሚኒስትሮች፣ ምክር፣ ጌታ፣ ውሳኔ፣ የገንዘብ፣ ነገሥቱ፡

ሥነጥን፣ ምንድን፣ ነው?

በገንዘብ፣ ነገሥቱ፣ በሚኒስትሮች፣ መገንጠል፣ ያከውን፡

ግንኙነት፣ ክስረዳ።

በክሚስት፣ ውሳኔ፣ ስንት፣ ሚኒስትሮች፣ ክስ?

ክሁኑም፣ ሚኒስትሮች፣ በሥነጥን፣ የሚጠኑት፣ የትኛው፡

ነው?

ስክ፣ ክሚስት፣ መንግሥት፣ በሰፊው፣ ግክድ።

ሃምሳ፡ ስድስተኛ፡ ትምህርት

ንግግር

የሐንሰ

የሚደሰቱት፡ ሠከጣን፡ እንዴት፡ እንደሆነ፡ ከያሰረዱት፡ ይቻላል?

ነገር

እያንዳንዱ፡ ሚደሰቱ፡ በተሰጠው፡ ሚደሰቱ፡ ውስጥ፡ የሚሠራውን፡ ሠራ፡ በመካ፡ ይመራ፡ ከ።
ነዚህም፡ በካይ፡ ከሚደሰቱት፡ ምክር፡ ለት፡ ከገላ፡ ሰሐሆን፡ ከተደነገገው፡ ሕግ፡ ከተሰጠው፡ ውሳኔ፡ ሁሉ፡ እካ፡ ነው።
ነገራቸው፡ ያሉትን፡ ሠራተኞች፡ ከመገምገም፡ ከመሻር፡ እንደዚሁም፡ ሠከጣኞቻቸውን፡ ከመወሰን፡ ከመሰረት፡ ችግር፡ ከሆነ፡ ነው።

የሐንሰ

ዋና፡ ዋና፡ ሚደሰቱትን፡ ከነገሩት፡ ይቻላል?

ነገር

ዋና፡ ዋና፡ ሚደሰቱት፡ የውጭ፡ ጉዳይ፡ ሚደሰቱ፡ ያገር፡ ግዛት፡ ሚደሰቱ፡ የፍርድ፡ ሚደሰቱ፡ የገንዘብ፡ ሚደሰቱ፡ የድህረ-ሰጠ፡ ሚደሰቱ፡ የመከካከያ፡ ሚደሰቱ፡ የሠራ፡ ሚደሰቱ፡ የንግድ፡ የኪነ-ስጦታ፡ ሚደሰቱ፡ የጥራት፡ ሚደሰቱ፡ የመገናኛ፡ ሚደሰቱ፡ የጥራት፡ የጥራት፡ ሚደሰቱ፡ የክርክር፡ ሚደሰቱ፡ የሕዝብ፡ ጤና፡ ጥበቃ፡ ሚደሰቱ፡ የትምህርት፡ ሠራ፡ ጥበብ፡ ሚደሰቱ፡ ርቀት፡ ርቀት።

ጥያቄና፡ መልስ

ጥያቄ	መልስ
እዲሱ፡ ክበግ፡ በነበሩበት፡ ጊዜ፡ ያለ ሩን፡ ሁኔታ፡ ወዳደት?	እዎ፡ ወድጄው፡ ነበር።
የእንግሊዝና፡ የኢትዮጵያ፡ የመንግ ሥት፡ እመራር፡ ይመሳሰላሉ?	በጣም፡ አይመሳሰሉም።
የመገካካያው፡ ሚኒስትሩን፡ ታውቃቸ ዋለህ?	የአም፡ አካውቃቸውም።
ገገርህ፡ ውስጥ፡ ሚኒስትሮችን፡ የሚ ሾምሩ፡ የሚሾር፡ ማን፡ ነው?	ንጉሠ፡ ነገሥቱ፡ ነው።
ጠቅካይ፡ ሚኒስትሩ፡ እዚህ፡ ክገር፡ መጥተው፡ ነበር?	የአም፡ አካየሁዋቸውም።
የአሜሪካን፡ ሕዝብ፡ የመንግሥቱን፡ አስተዳዳሪ፡ ወደታሉ?	እዎ፡ በጣም፡ ወደታሉ።
ምን፡ ዓይነት፡ ትምህርት፡ ከመማር፡ መጣህ?	መሐንዲስት፡ ከመማር፡ መጣሁ።
ትምህርትህን፡ የምትፈልገው፡ መቼ፡ ነው?	ከአምስት፡ ዓመት፡ በኋላ፡ ነው።
ኪቀ፡ መንበሩ፡ ስንት፡ ዓመታቸው፡ ነ ው?	አንድ፡ ሃምሳ፡ ዓመት፡ ይኖራቸዋል።
ተማሪው፡ ከመሐንዲስት፡ ይልቅ፡ የ ፓሌቲን፡ ትምህርት፡ ከመማ ር፡ ያዘነበኮ፡ ይመሰሉላሉ?	እዎ፡ ይመሰሉኛሉ።

ጥያቄ

መልስ

የትምህርት፣ ለቱን፣ ሕግ፣ የሥነ ጥናት፣
ማን፣ ነው?

የትምህርት፣ ሚኒስትር፣ ነው።

የውጭ፣ ጉዳይ፣ ሚኒስትር፣ ክካሬ፣ ማን፣
ናቸው?

የውጭ፣ ጉዳይ፣ ሚኒስትር፣ ናቸው።

የፍርድ-ሚኒስትር፣ ደህና፣ ሰው፣ ናቸው?
የሚኒስትር፣ የትምህርት፣ ችሎታ፣
ምንድን፣ ነው?

ክዎ፣ ሰጣም፣ ደግ፣ ናቸው።

ክፍ፣ ክካውቅም።

የኪትሎይ፣ ገንዘብ፣ ነገሥት፣ መንግ
ሥት፣ ክፍተኛ፣ ፍርድ፣ ለት፣ ክ
ከው?

ክዎ፣ ክከው።

የገንዘብ፣ ሚኒስትር፣ ክንድረው፣ ወደ፣
ሌትህ፣ ትህዳካህ?

የከም፣ ክዚህ፣ ክመኘካህ።

የመከካከያ፣ ሚኒስትር፣ ያከባኝ፣ ስታ፣
ታውቃህ?

ክዎ፣ ክውቃህ።

ክጠረታ፣ ሚኒስትር፣ ውስጥ፣ ሠርተህ፣
ታውቃህ?

ክዎ፣ ሠርቼ ክከህ።

የሕዝብ፣ ጠፍ፣ ጥበቃ፣ ሚኒስትር፣
ገዢ፣ ተማሪዎች፣ ወደ፣ ውጭ፣
ክገር፣ ክጥክፍ?

ክዎ፣ ክጥክፍ።

የገንዘብ፣ ሚኒስትር፣ ሠራተኞች፣ ክፍ፣
ያከ፣ ገንዘብ፣ ያገኛሉ?

ክዎ፣ ያገኛሉ።

ጥያቄ

መልስ

እዲሱ፡ የትምህርትና፡ የሥነ-ጥበብ
ገ፡ ሚኒስቴር፡ የት፡ ነው?

ከዩኒቨርሲቲው፡ በሰቀጃርገ፡ ነው።

የፓሰታ፡ የተኮግራፍና፡ የተኮሬን፡
ሚኒስቴር፡ እዲሱ፡ መሥሪያ-ቤ
ት፡ ተሠርቶከታላ?

የሀም፡ ከተሠራካቸውም።

ድርሰት

በክሁኑ፡ ጊዜ፡ በኢትዮጵያውሰጥ፡ ከአሥራ፡ አራት፡ በካይ፡ የመሆኑ፡
ገደ፡ ገደ፡ ሚኒስቴሮች፡ ይገኛሉ። ከነዚህ፡ ሚኒስቴሮች፡ ዋና፡ ዋናዎች፡ የ
ውጭ፡ ጉዳይ፡ ሚኒስቴር፡ የገንዘብ፡ ሚኒስቴር፡ ያገር፡ ግዛት፡ ሚኒስቴር፡ የር
ሻ፡ ሚኒስቴር፡ የሥራ፡ ሚኒስቴር፡ የንግድ፡ ሚኒስቴር፡ የትምህርትና፡ ሥነ-
ጥበብ፡ ሚኒስቴርና፡ ኮሎችም፡ እነዚህን፡ የመሳሰሉት፡ ናቸው።

እያንዳንዱ፡ ሚኒስቴር፡ በሚኒስትር፡ ይመራል። ሚኒስትሩ፡ በተሰጠው፡
ሚኒስቴር፡ ውስጥ፡ ከሚሠራው፡ ከማንኛቸውም፡ ነገር፡ አካላት፡ ነው። በሕግ፡
በተሰጠው፡ ሥልጣን፡ መሠረት፡ ከበታች፡ ያሉትን፡ ሹማዎችን፡ የሚሾምና፡
የሚሸር፡ እሱ፡ ነው። ከዚህም፡ በካይ፡ ሥልጣናቸውን፡ ከማሰሩትና፡ ከመ
ሰን፡ መሉ፡ ችሎታ፡ አለው።

ሚኒስትሩ፡ ከሚኒስትሮች፡ ምክር-ቤት፡ አባል፡ በመሆኑ፡ በሱ፡ ሥልጣን፡
ሥር፡ ከሚተዳዳሪው፡ ሚኒስቴር፡ በጠቅካካ፡ ተጠያቂ፡ ነው። በየጊዜው፡ ከ
ሚፈጸመው፡ ሥራ፡ ዋና፡ ዲሬክተሩ፡ አካላት፡ ነው።

ጥያቄዎች

በስሁኑ፡ ጊዜ፡ በኪትዮድያ፡ ውስጥ፡ ስገት፡ ሚኒስቴሮች፡ ይገኛሉ?

ከምስቱ፡ ዋና፡ ዋና፡ ሚኒስቴሮች፡ ክንዳን፡ ናቸው?

የንግድ፡ ሚኒስቴር፡ ሥራ፡ ምንድን፡ ነው?

ከየንግድ፡ ሚኒስቴር፡ የሚመራ፡ ማን፡ ነው?

የሚኒስትሩ፡ ሥልጣን፡ ምንድን፡ ነው?

የሚኒስትሩን፡ ሥራ፡ ዘርዘር.

ከሚኒስትሩ፡ የመሆኑን፡ የመሆኑ፡ ሥልጣን፡ ማን፡ ስጠው?

ሚኒስትሮች፡ ሁኑ፡ ከሚኒስትሮች፡ ምክር፡ ቤት፡ ክግጥ፡ መሆን፡

ክከግቸው?

የዋና፡ ደራሲነት፡ ሥራ፡ ምንድን፡ ነው?

ክርስቶስ፡ ክሁን፡ በየትኛው፡ ሚኒስቴር፡ ውስጥ፡ ይሠራሉ?

ህምሳ፡ ሰባተኛ፡ ትምህርት

ገግግር

ዮሐንስ

በተባበረው፡ ገመሬት፡ መንግሥት፡

ውስጥ፡ እንደሚታወቀው፡ እያንዳንዱ

ገደ፡ የመንግሥት፡ መሥሪያ፡ ስጦት፡

በብዙ፡ ክፍሎች፡ ይከፈላል?

ይህ፡ ሁሉ፡ በኢትዮጵያ፡ ሚኒስቴር

ች፡ ውስጥ፡ ይገኛል?

ክብደት

እዎ፡ ሚኒስቴሮች፡ ሁሉ፡ በብዙ፡ ክ

ፍሎች፡ ተክፍተዋል።

እያንዳንዱ፡ ክፍል፡ በደራሰነት፡ ስለ

ሚካሄድ፡ በክፍሉ፡ ከሚሠራው፡

ሥራ፡ ሁሉ፡ አካላት፡ ይሰጥታል።

ኅይወት።

ሆኖም፡ ማናቸውም፡ ደራሰነት፡ ከ

ሚኒስትሩ፡ ወይም፡ ከምክትል፡

ሚኒስትሩ፡ ታዛዥ፡ ኅይወት።

ሚኒስትሮችና፡ ምክትል፡ ሚኒስትሮች፡

ደግሞ፡ በተራቸው፡ ከገንዘብ፡ ነገሥ

ቶ፡ ታዛዥ፡ ናቸው።

ዮሐንስ

ገንዘብ፡ ነገሥቱ፡ የኢትዮጵያ፡ ጠቅካ

ይ፡ ገዢ፡ በመሆኑ፡ ዳኞችን፡ የ

ሚመርጥና፡ የሚሾም፡ እሱ፡

ይመሰክራል።

ክብደት

እርግጥ፡ ኅይወት። ክፍተኛ፡ የፍርድ፡ ስ

ት፡ ዳኞችን፡ የሚሾም፡ ገንዘብ፡

ነገሥቱ፡ ኅይወት።

ዳኑ፡ ግን፡ ዳኞችን፡ መርጠ፡ ከሾመት፡

የሚያቀርበው፡ የፍርድ፡ ሚኒስ

ትሩ፡ ኅይወት።

የፍርድ፡ ሚኒስትሩ፡ ዳኞችን፡ መርጠ፡

ከገንዘብ፡ ነገሥቱ፡ ካቀረቡ፡ በኋ

ካ፡ በዚያው፡ መሠረት፡ ሾመት፡

ከዳኞች፡ ይሰጣል።

ጥያቄና መከሰ

ጥያቄ	መከሰ
የሥራ፡ መደብ፡ ተቀባይ፡ ገዢ፡ ሠራተኞች፡ ክከው?	ክዎ፡ ክክንድ፡ ሺ፡ በካይ፡ ሳይሆኑ፡ ክይቀጥሉም።
ኪትዮቲያ፡ ውስጥ፡ የገግድ፡ ሥራ፡ ጥሩ፡ ይመስሉሃል?	ክዎ፡ ጥሩ፡ ነው።
የገግድና፡ የኪንዲሰትሪ፡ መደቦች፡ ማን፡ ናቸው?	ክካውቃቸውም።
የክናንተ፡ መሥሪያ፡ ቤት፡ ክካሬ፡ ማን፡ ን፡ ነው?	ክን፡ ተሰማ፡ ነው።
የትምህርት፡ መደብ፡ ሹምች፡ በ ገም፡ ደግ፡ ሰዎች፡ ናቸው?	ክዎ፡ በገም፡ ደግ፡ ሰዎች፡ ናቸው።
ገምሰት፡ መቶ፡ ገር፡ ስንት፡ ጊዜ፡ መተ ዳድር፡ ትችካካችሁ?	ሁከት፡ ወር፡ ያህል፡ መተዳደር፡ እንችካ ከን።
በዓለም፡ ውስጥ፡ በውጭ፡ ክገር፡ ለ የመተዳደሩ፡ ገዢ፡ ክገሮች፡ አኩ?	ክዎ፡ ገዢ፡ ናቸው።
የኪትዮቲያ፡ መከሰ ክተኞች፡ ሆነው፡ የመሳሪያት፡ እነማን፡ ናቸው?	ክማቸውን፡ ክካውቃቸውም።
የትምህርትና፡ ሥነ፡ ጥበብ፡ መደብ፡ ር፡ የመገንዘብ፡ ገምሰት፡ ክ፡ መደብ፡ ነው?	ክዎን፡ በምክትል፡ መደብ፡ ነው።
ከማ፡ ካገትና፡ ከክናቶ፡ ተዘኝ፡ ነው? ክዚህ፡ ክገር፡ የመሳሪያትን፡ ሹምች፡ ሁኑ፡ ትገናኛቸዋለህ?	ክዎ፡ ተዘኝ፡ ነው። ክዎ፡ ክገናኛቸዋለሁ።

ጥያቄ

መልስ

በከገሩ ውስጥ የገገድ ሥራ እየተሰጠ ሰፊ የሚሄድ ይመስላል?

አዎ፣ እየተሰጠ ሆኖ ሄዷል።

ቀመጫዎችን ከመገባት የሚመጡት ምንጭት ሚኒስጥር ማን ናቸው?

አንድ የሥራ ገቢ ናቸው።

አንድ ከሚገኙት ሠራተኛ ገቢ የሚመጡት ዳኞች ስንት ናቸው? ሹመት የሚፈጸም ሰዎች ስንት ናቸው?

የአዎ የመሥሪያ ቤቅ ሹመት ገቢ። አሥር ይሆናሉ። በጣም ስላይ ይሆናሉ።

ስንት ተራ ወተኛዎች እየተሰጡ ዳኞች እኩል ለሆኑት ውስጥ ናቸው?

አዎ ስንት ተራ ወተኛዎች እየተሰጡ እንደሆነው።

በከ ሕግ ተቃራኒ ሆኖ መሆን ትግል አለባቸው?

አዎ፣ ትግል አለባቸው።

ምንጭት የፍርድ ሚኒስጥር ከገንዘብ ህግ ናቸው?

አዎ፣ ከገንዘብ ናቸው።

ቀሪ ሠራተኞች ከሹመት ተሰጥተው ናቸው?

አዎ፣ ቅን ተሰጥተው ናቸው።

ሕዝቡ በሕግ መሠረት መተካካሪ ይፈጸማል?

አዎ፣ በሕግ ውጭ የሚሠሩት ሰዎች እየተወሰዱ ናቸው።

ሹመት የሚፈጸም ሰዎች የሥራ ስራ ስንት ይሰጣሉ?

አዎ ስንት ይሰጣሉ። ስራ ስንት ይሰጣሉ።

ጥያቄ

መልስ

እንቅ፡ የመንግሥት ሹም፡ ነህ?

እየከሰሁም።

ዳኞቹ፡ ከነገሩ፡ ውሳኔ፡ ስጡት?

የከም፡ ገዳ፡ ሳቸው።

በሥራ፡ መኒስቴር፡ ውስጥ፡ ነገረሠሩ

እምስት፡ ሰዎች፡ ይሄዳሉ።

ት፡ ሰዎች፡ መካከል፡ ወደ፡ ስሜ

ሬግ፡ የሚሄዱት፡ ሰንት፡ ሳቸው?

የወኩ፡ መጋገጥ፡ ከምን፡ መጡ?

ጃጋሆይን፡ ከሚሰጡ፡ ነው።

ሠራተኞቹ፡ ከሁን፡ ተገብረዋል?

የከም፡ እኩተገብሩም።

ከሕዝቡ፡ መካከላቸው፡ የሚሆኑት፡ ሰዎ

እዎ፡ ከሁሉም፡ ነው።

ች፡ የሚመረጡት፡ ነገራት፡ ሕ

ዝብ፡ ነው?

ድርሰት

እንደ፡ ማሳቸውም፡ እገሮች፡ የኢትዮጵያ፡ ንጉሠ፡ ነገሥት፡ መንግሥት፡ መሠሪያ፡ ለጎች፡ ሁሉ፡ በከድ፡ ስድ፡ ክፍሎች፡ ይከፈላሉ። ከያንዳንዱ፡ ክፍሉ፡ ከካሬ፡ ሆኖ፡ ተገቢው፡ ሥራ፡ እንዲፈጸም፡ የሚያደርገው፡ የክፍሉ፡ ሹሙ፡ ነው። በጠቅካካው፡ የመሠሪያ፡ ለጎች፡ የሥራ፡ እፈዳዳም፡ የሚቆጣጠር፡ የሚወሰን፡ መኒስትሩ፡ በመሆኑ፡ የክፍሉ፡ ሹሙ፡ መገመሪያ፡ ነገራት፡ ካሉት፡ ሹሙም፡ በመጨረሻውም፡ ከመኒስትሩ፡ ሃላፊ፡ ነው።

እነሳተኛ፡ የሆኑትን፡ ዳኞች፡ ከመሾም፡ ከመሻር፡ ሥልጣን፡ የተሰጠው፡ የፍድ፡ መኒስትሩ፡ ነው። ክፍተኛ፡ ዳኞችን፡ ግን፡ ከመሾም፡ ከመሻክም፡ ሥልጣን፡ ያለው፡ ንጉሠ፡ ነገሥቱ፡ ስቻ፡ ነው።

በመጅመሪያ፡ የፍርድ፡ ሚኒስትሩ፡ ተገቢዎቹን፡ ሰዎች፡ ከመረጠ፡ በኋላ
 ካ፡ ከገንዘብ፡ ነገሥቱ፡ ያቀረጣል። በፍርድ፡ ሚኒስትር፡ ሥልጣን፡ የተመረጡ
 ጎን፡ ሰዎች፡ ገንዘብ፡ ነገሥቱ፡ ይሾማል።

የዳኝነት፡ ሥራ፡ በጣም፡ ከሰባጋሪ፡ በመሆኑ፡ ምርጫው፡ በጥንቃቄ፡
 መሠራት፡ ከለበት።

ጥያቄዎች

የኢትዮጵያ፡ መሥሪያ፡ ቤቶች፡ በብዙ፡ ክፍሎች፡ ተከፍተዋል?

እያንዳንዱ፡ ክፍሉ፡ ከካሬ፡ ክካው?

የክፍሉ፡ ክካሬ፡ ሥራ፡ ምንድን፡ ነው?

የክፍሉ፡ ሹም፡ ከማን፡ ታዛዥ፡ ነው?

የመሥሪያ፡ ቤቱን፡ ጠቅካካ፡ የሥራ፡ ክሬዲት ምንድን?

የሚቆጣጠር፡ ማን፡ ነው?

ከነስተኛ፡ ዳኞችን፡ የሚሾመው፡ ማን፡ ነው?

ክፍተኛ፡ ዳኞችን፡ ከመሾምና፡ ከመሾከም፡

የሚቸኩ፡ ማን፡ ነው?

የዳኞች፡ ክመራሪዎች፡ እንዴት፡ ነው?

የዳኝነት፡ ሥራ፡ ከሰባጋሪ፡ ነው?

በአሜሪካ፡ ውስጥ፡ ክፍተኛ፡ ዳኞች፡ እንዴት፡

እንደሚመረጡ፡ ከሰረዳ።

ሃምሳ፡ ሰምንተኛ፡ ትምህርት

ጓግግር

የሐንሰ

ኪትዮድያ፡ ውስጥ፡ ምን፡ ዓይነት፡ ፍር
ድ፡ ለት፡ ክኮ?

ክበደ

ክሁኩም፡ ክፍተኛ፡ የሆነው፡ ፍርድ፡
ሌት፡ የኪትዮድያ፡ ጓገሠ፡ ነገሥት፡
ጠቅካይ፡ ፍርድ፡ ለት፡ ይገኛል።
ክበተቸ፡ ላዙ፡ ክፍተኛ፡ ፍርድ፡ ለት
ቸ፡ ክኮ።

በየክውራኛው፡ በየወረዳውና፡ በየ
ቀበሌው፡ የክውራኛ፡ ፍርድ፡ ለ
ቶቸ፡ የወረዳ፡ ፍርድ፡ ለቶቸና፡
የቀበሌ፡ ፍርድ፡ ለቶቸ፡ የሚገ
ኩ፡ ይገኛሉ።

ክፍተኛው፡ ፍርድ፡ ለት፡ ክበተቸ፡
ያኩትን፡ የፍርድ፡ ለቶቸ፡ ፍርድ፡
ኪሸርና፡ ኪዳመሰሰ፡ ይቸካል።

የሐንሰ

የኪትዮድያ፡ ሕግ፡ የተመሠረተው፡
በምን፡ ካይ፡ ነው?

ክበደ

ክዲሉ፡ የኪትዮድያ፡ ሕግ፡ የተመ
ሠረተው፡ በፈረንሳይና፡ በጅ
ርመን፡ የሕግ፡ መሰመር፡ ካ
ይ፡ ነው።

ጥያቄና፡ መከሰ

ጥያቄ

የይከፍ፡ ወረቀትዎን፡ ከሚገኝት፡
ተገቢውን፡ ነገር፡ ፈጽመዎት?
የሥራውን፡ ክፈዳላም፡ ክሰኛው?

መከሰ

ክዎ፡ ክክንድ፡ ወር፡ በፊት፡ ፈጽሜ፡
ነበር።
ላዙ፡ ሥራ፡ ሰከነበረኝ፡ ክካረሁትም።

ጥያቄ

መልስ

በጥንቃቄ፡ እንዴት፡ ነገር ኾነው?

አዎ፣ ነገር ሁኑ።

እስረኞቹን፡ የሚቆጣጠር፡ ማን?

ክፍሉ፡ ሠራዊት፡ የመጣ፡ ሰው።

ነው?

ነው።

የወህኒ፡ ቤቱን፡ እካፍ፡ የሚሾመው፡

ያገር፡ ግዛት፡ ሚኒስቴር፡ ነው።

ማን፡ ነው?

የፍርድ፡ ሚኒስቴር፡ ሠራተኞች፡

የከም፣ ከነስተኛ፡ ከይመስከጃም።

ዳምዝ፡ ከኮኩች፡ ሠራተኞች፡

ከነስተኛ፡ ይመስከሃል?

የከፍተኛውን፡ ፍርድ፡ ቤት፡ ዳኛ፡

የገሠ፡ የገሠተ፡ ነው።

የሚሾምና፡ የሚሸር፡ ማን፡ ነው?

ዳኝነቱ፡ ትክክለኛ፡ ነበር?

አዎ፣ ትክክለኛ፡ ዳኝነት፡ ነበር።

የዳኝነት፡ ሥራ፡ ሠርተሃል?

የከም፣ ከከሠራሁም።

እንድ፡ ሰው፡ ከሕግ፡ ትምህርት፡ ቤት፡

አዎ፣ በከምድ፡ ገገገው፡ ዕውቀቱ፡

ት፡ ገብቶ፡ ሕግ፡ ሳይሰማ፡ ጠባቂ፡

ጠባቂ፡ መሆን፡ ይችላል።

ቃ፡ ከመሆን፡ ይችላል?

ኪትዮድያ፡ ውስጥ፡ ዳኞች፡ ሁሉ፡ በ

የከም፣ ከብዛኛዎች፡ በከማድ፡ ብቻ፡

ሕግ፡ ትምህርት፡ ቤት፡ ውስጥ፡

ያገኙት፡ ዕውቀት፡ ነው።

የተማሩ፡ ናቸው?

እኔስ፡ ከበገ፡ ውስጥ፡ ብዙ፡ እስር፡ ቤት፡

በውነቱ፡ ስንት፡ እስር፡ ቤቶች፡ እንደ

ቶች፡ አሉ?

ኩ፡ አካውቆም።

ጥያቄ

መልስ

ወደ ፍርድ ቤት ሂድ፡ ማመከንት፡ ተገቢ ይመስላል?

ከዎ፡ ሰጠህ፡ ተገቢ ነው።

የመሥሪያ ቤቱ ክካፊ ሠራተኞችን፡ ለደንበኞች ይቆጣጠራለህ?

ከዎ፡ ይቆጣጠራለሁ።

የሰጠህ ደብዳቤ፡ ክንስተኛ ነገር?

ከዎ፡ ክንስተኛ ነገር።

የዳኝነት ሥራ ሰጠህ፡ የሰደስት ሃሳብ?

ከዎ፡ የሰደስተኛው።

የተደሰት ክፍል፡ ከምንድን ነው?

ጠበቃውን፡ ስከማውቀው ነው።

የንግድ ሥራ የሚቆጣጠር ሰው ከከ?

ከዎ፡ ወንድሜ ይቆጣጠር ከኛል።

ወደ ፍርድ ቤት ሂድ፡ የዳኝነት ፍርድ ሰጠህ፡ ተወታኮህ?

ከዎ፡ ብዙ ጊዜ ሰጠሁ።

የጠበቆችን ክርክር ሰጠህ፡ ተወታኮህ?

ከዎ፡ ሰጠሁ።

ብዙ የጠር ሠራዊት ገገሮህ፡ ውስጥ ከከ?

ከዎ፡ ብዙ የጠር ሠራዊት ገገራ፡ ውስጥ ይገኛል።

ድርሰት

ምግብ፡ ስንጋ፡ ኪትሶድያ፡ የምትገዛው፡ በገገሥ፡ ጊሆን፡ መንግሥቷ፡
 በሦስት፡ ዋና፡ ክፍሎች፡ ተከፍቷል። ክፍሎቹ፡ የተወሰኑ፡ ሥራ፡
 ክኩረት። ፓርካማው፡ ሕግ፡ ያወጣል። ያስተዳድር፡ ክፍሉ፡ የወጣውን፡ ሕግ፡
 ክንዲገበር፡ ያደርጋል። በፍርድ፡ ሊገድ፡ ያከውን፡ ማረፊያውንም፡ ሥራ፡ የፍርድ፡
 ሚኒስቴርና፡ ፍርድ፡ ቤቶች፡ ይሠራሉ።

ኪትሶድያ፡ ጠቅካይ፡ ሚኒስቴር፡ ነገሩ። ዳኑ፡ ግን፡ የጠቅካይ፡ ሚኒስትሩ፡
 ሥራ፡ በጣም፡ የተወሰነ ነው። የጠቅካይ፡ ሚኒስትሩ፡ ዋና፡ ሥራ፡ በየክንዲ
 ዓይነት፡ የመንግሥት፡ መሥሪያ-ቤት፡ ውስጥ፡ መፍከሱ፡ ክንዲያደርግ፡ የክስተ
 ዳድጋም፡ ሥነ-ሥርዓት፡ በደንብ፡ ክንዲገበያህድ፡ የሚያደርግ ነው። ገዢ
 ምግብ፡ በካይ፡ በፓርካማውና፡ በገገሥ፡ ነገሥቱ፡ መካከል፡ የሚደረገውን፡ ግን
 ጉኝት፡ የሚያስማማ፡ ጠቅካይ፡ ሚኒስትሩ ነው። በሁከት፡ የመንግሥት፡ መ
 ሥሪያ፡ ቤቶች፡ መካከል፡ መፍከሱ፡ የተፈጠረ፡ ክንዲሆን፡ ሁከቱን፡ መሥ
 ሪያ፡ ቤቶች፡ የሚዳኛ፡ የሚቀጣና፡ የሚያስማማ፡ ጠቅካይ፡ ሚኒስትሩ ነው።
 ጠቅካይ፡ ሚኒስትሩ፡ ከገገሥ፡ ነገሥቱ፡ በቀኝታ፡ ተዘኝቶ ነው።

ጥያቄዎች

- የኪትሶድያ፡ መንግሥት፡ ስንት፡ ክፍሎች፡ ክኩረት?
- የክንዲያደርግ፡ ሥራ፡ ምንድን ነው?
- ፓርካማው፡ ምን፡ ዓይነት፡ ሥራ፡ ክኩረት?
- የፍርድ፡ ሚኒስቴር፡ ዋና፡ ሥራ፡ ምንድን ነው?
- ኪትሶድያ፡ ጠቅካይ፡ ሚኒስቴር፡ ነገሩ?

የጠቅካይ፡ ሚኒስትሩ፡ ሠከጣን፡ ምንድን፡ ነው?

የክስተካዳሮ፡ ደንብ፡ የሚያወጣ፡ ማን፡ ነው?

ጠቅካይ፡ ሚኒስትሩን፡ የሚሾም፡ ማን፡ ነው?

ጠቅካይ፡ ሚኒስትር፡ በስሜሪካ፡ መንግሥት፡ ውስጥ፡ ክስ?

ከፕሬዚዳንት ሩ፡ ከጠቅካይ፡ ሚኒስትር፡ ማን፡ ይጠራል?

ሃምሳ፡ ዘጠናኛ፡ ትምህርት

ንግግር

የሐንሰ

በስሁት፡ ጊዜ፡ በኪትዮድያ፡ ውስጥ፡
የሚደረገው፡ የጋብቻ፡ ሥነ፡ ሥ
ርዓት፡ ነጥንቱ፡ ጋር፡ ይመሳሰሉ
ከ?

ክብደ

እንደ፡ በታው፡ ነው። በትኩረት፡
ነጥብዎች፡ ውስጥ፡ የሚደረገ
ገው፡ የጋብቻ፡ ሥነ፡ ሥርዓት፡
ነጥንቱ፡ ከሚደረግ፡ ሌሎች፡ ይካሄዳል።
በባካገር፡ ውስጥ፡ ግን፡ የሚደረገው፡
የጋብቻ፡ እፈዳዳም፡ ወደ፡ ጥ
ንቱ፡ ከሚደረግ፡ ይጠጋሉ።

የሐንሰ

ስኩ፡ ጋብቻ፡ በሰፊው፡ ኪያሰረዱኝ፡
ይችላሉ?

ክብደ

የኪትዮድያ፡ የጋብቻ፡ ከሚደረግ፡ ብዙ፡
ሐፋታ፡ አካባቢ።
ነገር፡ ግን፡ ዋና፡ ዋናውን፡ ነገር፡ ከገ
ከድከምት፡ እችላለሁ።

መጅመሪያ፡ የጋብቻው፡ ቀን፡ በተጣ
ጩት፡ ከጆኙና፡ በወካጆቻቸው፡
መካከል፡ ነጥብዎች፡ በኋላ፡ ከ
ሠርጉ፡ የሚያሰፈሩትን፡ ድግ
ስ፡ ያዘጋጃሉ።

የሐንሰ

በኪትዮድያ፡ ውስጥ፡ የሠርግ፡ ድግ
ስ፡ ብዙ፡ ሥራ፡ ይጠይቃል?

ክብደ

በጣም፡ እንደ፡ ሠርግ፡ በኪትዮድ
ያ፡ ውስጥ፡ በጣም፡ አድካሚ፡
ሥራ፡ ነው።

ሦስት፡ ወይም፡ አራት፡ ወር፡ ቀደም፡

ብሎ፡ የከጆኙ፡ ወካጆች፡ ድግ

ስ፡ መደገስ፡ ይጀምራሉ።

ከብዛኛውን፡ ጊዜ፡ የሠርግ፡ ድግስ፡ ነገ

ፍ፡ ያከ፡ ሰከሆነ፡ የዘመድንና፡

የወዳጅን፡ እርዳታ፡ ይጠይቃል

ከ።

የሐንሰ

በሠርጉ፡ ቀን፡ ገዙ፡ ሰው፡ ይመጣ
ከ?

ክበደ

በኪቶሎ፡ ሐሳድ፡ ሠርግ፡ ነፍ፡
ያከ፡ ክብር፡ ሰከከከው፡ የፋቅና፡
የቅርጥ፡ ዘመዶች፡ ያገር፡ ሸማ
ግኔዎችና፡ ክርጋቶች፡ ክንዲ
ሁም፡ ክንዳንድ፡ የገተማ፡ ነ
ዎሪዎች፡ ይጠራሉ።

ክንዲያውም፡ ገዙ፡ ጊዜ፡ ያከተላቸው፡
ዘመዶች፡ የሚገናኙት፡ በሠር
ግ፡ ቀን፡ ነው።

የሐንሰ

ከሠርጉ፡ የመጡት፡ ክንዳዎች፡ የት፡
ይገባሉ?

ክበደ

በትክቅ፡ ክዳራሽ፡ ውሰጥ፡ ሆነው፡
ይገባሉ።

የሐንሰ

በዚያ፡ ቀን፡ ገዙ፡ ዘፈንና፡ ጭፈራ፡
ክከ?

ክበደ

ሴቶችና፡ ወገኖች፡ ጥሩ፡ ጥሩ፡ ከብጥ
ጥሩ፡ ከብሰው፡ ክብር ክጥሩ
ን፡ ክየመቱ፡ ሲዘፍኑና፡ ሲጫፍ
ሩ፡ ይውካሉ።

የሐንሰ

ከሙሽጫዎች፡ ሰጠቱ፡ መሰጠት፡ የ
ተከመደ፡ ነው?

ክበደ

ከዎን፡ በጣም፡ የተከመደ፡ ነው።

ጥያቄና፡ መክሰ

ጥያቄ

ሚሰኙ፡ ማግገት፡ የምትፈልጉ፡ ክከ
ተማ፡ ነው፡ ወይስ፡ ክግካገር?
ገብቻ፡ ጥሩ፡ ነገር፡ ክይመሰክህም?

መክሰ

ክግካገር፡ ማግገት፡ ክፈልገህ።
ከዎን፡ ገብቻ፡ በጣም፡ ጥሩ፡ ነገር፡
ነው።

ጥያቄ

መልስ

የወንድምህ፡ ሠርግ፡ መቼ፡ ነው?

ክሁን፡ በቅርብ፡ ጊዜ፡ ውስጥ፡ ይሆናል።

ድግሱን፡ የሚደግሰው፡ ማን፡ ነው?

ከገንዳ፡ እናቱ፡ ናቸው።

ያገራችሁን፡ ክብር፡ ነፍ፡ ከማድረ

የተቻለንን፡ ሁኑ፡ ሞገርን።

ግ፡ ምን፡ ሠራችሁ?

የቅርብ፡ ዘመድ፡ እኮህ?

አዎን፡ የቅርብ፡ ዘመዶች፡ እኩኝ።

የጋብቻው፡ ሁናቱ፡ እንዴት፡ ነበር?

በጣም፡ እስደሳች፡ ነበር።

ከመኖሩ፡ ጥሩ ነገ፡ በተጫወ፡ በሰንቀ

ገመታቸው፡ ተጋቡ።

ኛው፡ ወር፡ ተጋቡ?

ሠርጉን፡ ከማየት፡ ትሄዳኮህ?

አዎ፡ ጊዜ፡ ገገኝ፡ እሄዳኮሁ።

እገካገር፡ ውስጥ፡ ሰንቅ፡ ዓመት፡ ኖረሃ

ሦስት፡ ዓመት፡ ገቻ፡ ነው።

ኮ?

ሰንቅ፡ የሚሆኑ፡ ዘመዶች፡ እኩህ?

ሁከት፡ ገቻ፡ ናቸው።

እዳሌሹ፡ ውስጥ፡ ያሉት፡ ሰዎች፡ እኅ

እናቶ፡ የሐንገ፡ ናቸው።

ማን፡ ናቸው?

ያማርኛ፡ ዘፈን፡ መዝፈን፡ ትችካኮህ?

አዎ፡ እችካኮሁ።

ክብርውን፡ የሚመታው፡ ማን፡ ነው?

የፊ፡ ገከገት፡ ናት።

ክብር፡ መምታት፡ ታውቃኮህ?

የከም፡ እካውቅም።

በእናንተ፡ መካከል፡ መዝፈን፡ የሚ

ከማ፡ ነው።

ፈክግ፡ ማን፡ ነው?

ከሙሽሬውና፡ ከሙሽሬዎ፡ ምን፡

ገና፡ ምንም፡ እክሰጠሁዎቸውም።

ሰጠህቸው?

እማርኛ፡ መማር፡ እድካሚ፡ ነው?

አዎ፡ በጣም፡ እድካሚ፡ ነው።

ጥያቄ

መልስ

የወንድምህ፡ ጋብቻ፡ እንዴት፡ ነበር?

በጣም፡ ጥሩ፡ ነበር።

ነገሩ፡ የተፋከሰ፡ ይመስሉኛል?

አዎ፡ በጣም፡ የተፋከሰ፡ ይመስሉኛል።

ድግስ፡ መደገስ፡ እድገት፡ ነው?

አዎ፡ በጣም፡ እድገት፡ ነው።

መሬጠርጠጥ፡ ትወዳለህ?

አዎ፡ እወዳለሁ።

ነገ፡ ወዲ፡ ገንገር፡ መሃድ፡ ትፈልጉ
ለህ?

አዎ፡ እፈልጋለሁ።

እቶ፡ የሐንገን፡ ስንት፡ ብር፡ መቅጣት፡
ያስፈልጋል?

ሃምሳ፡ ብር፡ መቅጣት፡ ያስፈልጋል።

የይኮፍ፡ ወረቀቶህን፡ አሳጥ፡ ሰጠክ
ው?

አይኮፍ፡ ሰጠሁት።

እስረኞቻችን፡ አየዋል?

አዎ፡ አየዋል።

ብዙ፡ ሰዎች፡ እስር፡ ሴት፡ ገቡ?

የከም፡ እስከገቡም።

እዲሱ፡ ወህኔ፡ ሴት፡ ተሠራ?

አዎ፡ ተሠራ።

እቶ፡ ነበደን፡ እቶ፡ አሳጥ፡ እስላም
ማሳቸው?

አዎ፡ እስላማዊነቱን ማሳቸው።

እናቶ፡ አሳጥ፡ ሳጥ፡ ዳኛቸው?

ገደቡ፡ ዳኛቸው።

ነገሁን ተናገሩ፡ ሳጥ፡ ተቀጣ?

እቶ፡ ተሳሳጥ፡ ተቀጣ።

የጠየቁትሁን፡ የይኮፍ፡ ወረቀት፡
እገኛችሁ?

አዎ፡ እገኛለን።

እስረኞቻችን፡ ተከታቸው?

አዎ፡ ተከታቸው።

ስንት፡ ጠበቃዎች፡ ገዛህ?

ሁከት፡ ጠበቃችን፡ ገዛሁ።

የጥያቄውን፡ መልስ፡ ታውቀዋለህ?

የከም፡ እከውቀውም።

ጥያቄ	መልስ
ጠበቃው ስከላገላ፡ ጠጣም፡ ያው ቀስ?	ከዎ፡ ያውቀህ።
ከጓድ ሰው፡ በከምድ፡ ገገኛው፡ ክውቀቶ፡ ጠበቃ፡ ከመሆን፡ ይቻላል?	ከዎ፡ ይቻላል።
ከዲሱ፡ ክሰር፡ ለት፡ የተሠራ፡ የት፡ ነው?	ነገነተማው፡ ጠጣም፡ ሌቅ፡ ገሎ፡ ነው።
ክሰርኞቹን፡ ከመጠየቅ፡ ወዲ፡ ክሰር፡ ለት፡ ክጓድም?	ክሺ፡ ክጓድ።
ክፍርድ፡ ለት፡ ውስጥ፡ የነበረው፡ ክርክር፡ ምን፡ ነበር?	ምን፡ ክጓድ ነበር፡ ክካውቅም።
ክፍርድ፡ ለቶ፡ የተገኘው፡ መልስ፡ ትክክለኛ፡ ነው?	ከዎ፡ ትክክለኛ፡ ነው።

ድርሰት

ሠርግ፡ በኢትዮጵያ፡ ውስጥ፡ ጠጣም፡ ክፍ፡ ያካ፡ በዓለ፡ በመሆኑ፡ ትህትና፡ ድርጅት፡ ይጠይቃል። የሠርጉ፡ ድግሰ፡ ክመዳመሩ፡ ለጌት፡ የሠርጉ፡ ቀን፡ ይወሰናል። ሠርጉ፡ የሚዳገሰው፡ ክብዛኛውን፡ ጊዜ፡ በከጅትዋና፡ በከጅ፡ ወካጆች፡ ለት፡ ነው። በሆኖቱ፡ ውስጥ፡ ሠርግ፡ መዳገሱ፡ በኢትዮጵያ፡ የተከመደ፡ ነገር፡ ክይደከም።

ክሠርጉ፡ ቀን፡ ሁከት፡ ወይም፡ ሦስት፡ ወር፡ ቀዳም፡ ገሎ፡ የቅርጥና፡

የፋቅ፡ ዘመዶች፡ ሁኩ፡ ስኩ፡ ጋብቻውና፡ ስኩ፡ ሠርጉ፡ ስኩ፡ ሰላምናገጠቻው። የሚ
 ቻኩትን፡ ክርዳታ፡ ከሚደረግ፡ ይሞክራኩ። ሠርግ፡ ሁከጊዜ፡ ክድግሚና፡ ብዙ፡
 ዝግጅትን፡ የሚጠይቅ፡ በመሆኑ፡ የዘመድ፡ ክርዳታ፡ በጣም፡ ተፈካጊ፡ ነው።

በኢትዮጵያ፡ ውስጥ፡ የሚደረገው፡ ሠርግ፡ ነጠታ፡ ቦታ፡ ይከያዳል። በጎ
 ክክቅ፡ ነጠባዎች፡ ውስጥ፡ የሚደረገው፡ ሠርግ፡ በጣም፡ ትክቅ፡ ክይደከም።
 ምክንያቱም፡ የክፍለ-ደብዳቤ፡ በጣም፡ ውድ፡ ስኩሆናና፡ ብዙ፡ ወጪ፡ ስኩሚጠይ
 ቅ፡ ትክቅ፡ ድግሱ፡ ከመደገሱ፡ ክስቸጋጋ፡ ነው። በግንገር፡ ውስጥ፡ የሚደረገው፡
 ድግሱ፡ ግን፡ ክብሃኛውን፡ ጊዜ፡ በጣም፡ ትክቅ፡ ነው። በተከታይ፡ ሃብታም፡ የሆኑ፡
 ወካዶች፡ ከከፊቶቻቸው፡ የሚያደርጉት፡ ድግሱ፡ ክፍ፡ ያኩ፡ ነው።

በግንገር፡ ውስጥ፡ የሚፈጸመው፡ ጋብቻ፡ ክፍ፡ ገደብ፡ ጋር፡ የተመሳሳ
 ኩ፡ ስኩሆን፡ የጋብቻው፡ ሥነ፡ ሥርዓትና፡ ድግሱ፡ ከተመሰከገገ፡ በጣም፡ ክስ
 ደሳገ፡ ነው።

ጥያቄዎች

- ሠርግ፡ ማከት፡ ምን፡ ማከት፡ ነው?
- ሠርግ፡ በኢትዮጵያ፡ ውስጥ፡ ክፍ፡ ያኩ፡ ድግሱ፡ ነው?
- ሠርግ፡ የሚደገሰው፡ የት፡ ነው?
- በሆቴክ፡ ውስጥ፡ ሠርግ፡ መደገሱ፡ የተከመደ፡ ነው?
- ክሠርጉ፡ ቀን፡ በጌት፡ የሚሆነውን፡ ነገር፡ ክስረዳ።
- ሠርግ፡ ከምን፡ ብዙ፡ ዝግጅት፡ ይጠይቃል?
- ሠርግ፡ ከመደገሱ፡ የዘመድ፡ ክርዳታ፡ ያስፈልጋል?

በገንጠል፡ ሠርግ፡ በገተማ፡ ሠርግ፡ መገንጠል፡ ያከውን፡

ከሌላ፡ ከሌላ፡

ሃገተም፡ ወካይ፡ ከከይቻቸው፡ የሚያደርጉት፡ የሠርግ፡

ድግሰ፡ ምን፡ ዓይነት፡ ነው?

በኢትዮጵያ፡ በክሜሪክ፡ ውስጥ፡ የሚደረገውን፡

የጋብቻ፡ ከሌላ፡ ገኛ፡

ሰከሰፍ፣ ትምህርት

ገገግር

ከት፡ የሐንሰ፡ የክሚሪግን፡ ቆንጊኑ፡ ሆኖ፡ ከሰመራ፡ ውሰጥ፡
ክንዲዲረሰ፡ ክገረ፡ ገዢውን፡ ከመገናኘት፡ ወዲ፡ ክገር፡ ግዛት፡
መሥሪያ፡ ሴት፡ ሃዲ።

የሐንሰ

ይህ፡ ያገር፡ ግዛት፡ መሥሪያ፡ ሴት፡
ነው?

ጉዳይ፡ ክስፊዳሚ

ክዋ፡ ይህ፡ ያገር፡ ግዛት፡ መሥሪያ፡
ሴት፡ ነው።

ምን፡ ካድርግሰዎ፡ ጌታዬ?

የሐንሰ

ስሜ፡ የሐንሰ፡ ይገካል። በክሰመ
ራ፡ ውሰጥ፡ በቆንጊኑ፡ ሥራ፡
ክንዲገከግሎ፡ ክክሚሪግን፡ መ
ገገሥት፡ የተካፈሉ፡ ነኝ።
ክክገረ፡ ገዢው፡ ጋር፡ ከመገናኘት፡
ሰከሰፍ፡ ግን፡ ማድረግ፡

ክንዲሚገን፡ ከነግራኝ፡ ይቸካኩ?

ጉዳይ፡ ክስፊዳሚ

ክቡርነታቸውን፡ ጠይቆ፡ ክሰግሰ
ታውቅዎ፡ ድረሰ፡ ፈቃድዎ፡ ሲሆ
ን፡ ክዚህ፡ ገብተው፡ ከቆዩ፡ ይ
ቸካኩ?

የሐንሰ

ክመሰግናክሁ።

ጉዳይ፡ ክስፊዳሚ

ክገረ፡ ገዢው፡ መምጣትዎን፡ ስመ
ሰማት፡ በግም፡ ተደስተዎል።
ነገ፡ በክራት፡ ሰዓት፡ መጥተው፡
ክንዲያገገግራዎቸው፡ ቀጠሮ፡
ሰጥተዎታል።

ገፍፍ፡ ፩
በመግባቱ

ክገረ፡ ገዢ

እንደምን፡ ዋኑ፡ ክቶ፡ የሐንታውን፡ ት
ናንት፡ መምጣትዎን፡ ሰሰሳ፡
በጣም፡ ተደሰታሁ። ክገረ፡ ተ
ሰማላዎት?

የሐንታ

እንደምን፡ ክኩ። ክሱርነትዎን፡
በመገናኛ፡ በጣም፡ ደሰ፡ ይ
ከኛ፡ ል።

ክገረ፡ ገዢ

ክገገክዎ፡ ይቀመጡ። ክትረድድ፡ ክ
ደረሱ፡ ሰንት፡ ቀን፡ ሆነዎ?

የሐንታ

ክትረድድ፡ ክደረሱሁ፡ ሁከት፡ ሳም
ንት፡ ያህ፡ ሆኖኛ፡ ል።

ዳሩ፡ ግን፡ በክመጫግን፡ ክምገሱ፡
ውሰን፡ ጥቂት፡ የመገናኛውናቸ

ው፡ ጉዳዮች፡ ሰከነበሩን፡ ክድ
ሰ፡ ክበግ፡ ክረምሁ።

ክገረ፡ ገዢ

ክሰመራ፡ ክተላ፡ መች፡ ደረሱ?

የሐንታ

ክሰመራ፡ ትናንት፡ በመገናኛ፡ ደረሰ
ሁ።

ክገረ፡ ገዢ

በመገናኛዎ፡ ካይ፡ የመገናኛን፡ ክ
ተላዎች፡ ክመገብኛት፡ ጊዜ፡
ክገኙ?

የሐንታ

ክመጣጡ፡ በችግር፡ ሰከነበር፡ ክመገ
ብኛት፡ የራስግሁዎቻውን፡ ክተ
ላዎች፡ ክመገቡ፡ ጊዜ፡ ክከገኙሁ
ም።

ክገረ፡ ገዢ

ምናክገን፡ ብዙ፡ ጊዜ፡ በክትረድድ፡
ውሰን፡ ይቆዩ፡ እንደሆን፡ ወደ
ፊት፡ ጊዜ፡ ሲያገኙ፡ ክመገብኛ
ት፡ ይችላሉ።

የሐንታ

ተላግሎ፡ የሆኑ፡ ክያሌ፡ ክተላዎች፡
በክትረድድ፡ ውሰን፡ መገናኛቸ
ውን፡ በመድሐፍ፡ ውሰን፡ ክንብ
ቤያሁ።

ኸሁ፡ ወደ፡ ኪቶሎይ፡ ከመምጣት፡
 ዕድሁ፡ በመግጥ፡ ከገዳገዳቸው
 ፡ ከተመጣ፡ ከመገባት፡
 ተሰ፡ ከደርጋሁ።

ከገረ፡ ገዢ

ከጊዜው፡ የሚያሰጠው፡ ገዳገዳ፡
 የሰጠ፡ ዕቃዎች፡ ከመግጥ፡ ች
 ኩ?

የሐገሰ

ከከሰሉ፡ በጣም፡ ከመሰጠት፡
 የሚያሰጠው፡ ገዳገዳ፡ ሁሉ፡
 ከመግጥ፡ ችያሁ።

ከገረ፡ ገዢ

ምናሰጥ፡ ወደ፡ ስገረ፡ የም
 ፡ ችሎ፡ ገር፡ ከገዳገዳ፡ ከገዳገዳ
 ሰጠው፡ ከገዳገዳ፡

የሐገሰ

ከሰ፡ ሰጠው፡ በጣም፡ ከመሰጠት
 ያሁሁ። የሚገኝው፡ ችግ
 ር፡ ሁሉ፡ ከሰጠው፡ ያሁሁ።

ጥያቄና መሰጠት

ጥያቄ

መሰጠት

ከከሰሉ፡ ወደ፡ ከሰሰው፡ የተከፈለው
 ፡ ቅንብራት፡ ስም፡ ተውቃሁ?

የሰጠው፡ ከሰሰው፡

ቅንብራት፡ ከመጠ፡ ገዳገዳ፡ ከሰጠው፡

የሰጠው፡ ተመሰጠው፡ ከሰሰው፡

ዛሬ፡ ደረሰው፡ ወደ፡ ከገረ፡

ተመሰጠው፡ ያውቃሁ?

ከገረ፡ ገዢው፡ ሰጠው፡ ከሰሰው፡

የሰጠው፡ ከሰሰው፡ ያውቃሁ፡

ጠርቶሁ፡ ገር?

ጥያቄ

መልስ

ክሊሞቱን፣ የምትገርመው የት ነው?

ክዲሱ፣ ክበገ፣ ክተማ፣ ውሰን፣ ሳይ

ሆን፣ ክይቀርም።

ክዚህ፣ ክመምጣታችሁ፣ በሬት፣ የት ክሊማችሁ?

ክፈረንጎይ፣ ክገር፣ ክርመን፣ መጣን።

ክዚህ፣ ክተማ፣ ውሰን፣ ክያሌ፣ ስዎ ች፣ ታውቋለህ?

ንቂት፣ ስዎች፣ ጠቻ፣ ክውቃህ።

ካንሆይ፣ ክግረ፣ መንገዳችሁን፣ ትም ህርት፣ ለታችሁን፣ ጎበኙካችሁ?

ክዎ፣ ጎበኛታውህናል።

ዛሬ፣ ክግረ፣ መንገዳችሁን፣ ወደ ን ፋናሽ፣ ለት፣ ሄዳችሁ፣ ስትጠይቁት፣ ትችካካችሁ?

ክዎ፣ ክንችካካችሁ።

የዲፕሎማቲክ፣ ሥራ፣ የሚሠራ፣ ዘመድ፣ ክከህ?

ክዎ፣ ክከች።

ወደ ክሜሪካ፣ ከመሄድ ሰድሱ፣ ገጥሞህ፣ ያውቃህ?

ክዎ፣ ክሁከት፣ ወር፣ ሄጄ፣ ክገር።

የሚመጡት፣ ክገረ፣ ገዢ፣ ክዚህ፣ በሬት፣ የትኛውን፣ ክገር፣ ይገዙ፣ ክገር?

የክፋሲ፣ ጠቅካይ፣ ግዛት፣ ገዢ፣ ክገር።

የተማሪዎች፣ ጠገይ፣ ክሰተማሪውን፣ ስካካሰዳሰተው፣ ሕጉን፣ የሚያጠናክረው፣ ይመስህህህ?

ምናህገት፣ ያጠናክረው፣ ይሆናል።

ጥያቄ

መልስ

ክስተማሪ፡ ከመሆን፡ የጋኩ፡ መገፈሱ፡
ክከው?

የከውም።

ክሚሪግ፡ ውስጥ፡ ታሪካዊ፡ ሥራ፡
የሠሩ፡ ገዛ፡ ሰዎች፡ ይገኛኩ?

ክዎ፣ ሞከተዋል።

የመድሐፍ፡ ስፋ፡ ክካሬ፡ በደግነ
ታቸው፡ የታወቁ፡ ክንዲናበሩ፡
ታውቃህ?

ክዎ፣ ደግነታቸውን፡ ክውቃህ።

ወታደሮች፡ ጠርጎኝ፡ መግጠማቸውን፡
የታደሱ፡ ሰማህ?

ነገሪኝ፡ ደብዳቤ፡ ደረሰኝ።

ጉዳዩን፡ ክንዲንግራቸው፡ ትፈልግ
ጋህ?

ክዎ፣ በግሪክ፡ ንገራቸው።

ወደ፡ ውጭ፡ ክገር፡ ከመሄድ፡ ሰ
ድህ፡ ለገገኛምህ፡ የታደሱ፡ መሄድ
ድ፡ ትፈልጋህ?

ወደ፡ ኪቶሎ፡ መሄድ፡ ክፈልጋህ።

ክቶ፡ ከመ፡ ካንተ፡ ዘመድህ፡ ነው?
የዲፕሎማቲክ፡ ሥራ፡ ያስደስተ
ሃል?

ክዎ፣ ዘመድ፡ ነው።

በጣም፡ ክደደከም።

ክጃንሆይ፡ ግቢ፡ ጉዳይ፡ ክስፈዳሚ
ውን፡ ታውቃህ?

የከም፣ ክከውቀውም።

የጠቅካይ፡ ግዛቱ፡ መሠሪያ፡ ስፋት፡
ጉዳይ፡ ክስፈዳሚ፡ ክከው?

ክዎ፣ ክቶ፡ ከመ፡ ጉዳይ፡ ክስፈዳሚ፡
ሚ፡ ነው።

ጥያቄ

መልስ

ቀማጭዎች፡ ክፍሎቻችን፡ የትኛው፡

ምንጭቱ፡ ጥያቄዎች፡ ስራ፡ ክፍሎች፡

ጥያቄዎች፡ ስራ፡ ክፍሎች?

መዘገብዎች፡ የገጠመው፡ ማን፡

ሠራተኛው፡ ነው፡፡

ነው?

ክፍሉ፡ መንገድህን፡ ጥያቄዎችህን?

ክፍሉ፡ ምናልባት፡ ጥያቄዎችህ፡ ይሆናል፡፡

ወደቤተሰብህ፡ ስራዎችህ፡ ክፍሉ፡ መን

ክፍሉ፡ መንገድህ፡ ጥያቄዎች፡፡

ገዳቸውን፡ ክፍሉ፡ ስራዎችህ፡ መ

ንገዳቸው፡ ነገር?

ቢዛቤን፡ ክፍሉ፡ ጥያቄዎችህን፡ ጥያቄዎችህን?

የክፍሉ፡ ጥያቄዎችህን፡ ጥያቄዎችህን፡፡

ክፍሉ፡ ጥያቄዎችህን?

በግብር፡ መንገድ፡ ሆኖ፡ ክፍሉ፡ ጥያቄዎችህን?

ማን፡ ክፍሉ፡ ነገር፡ ክፍሉ፡ ጥያቄዎችህን፡፡

ይዘር፡ የነገረው፡ ማን፡ ነገር?

ክፍሉ፡ ተሰማ፡ የተናገረው፡ ነገር፡

የክፍሉ፡ በግብር፡ ጥያቄዎችህን፡ ክፍሉ፡ ጥያቄዎችህን፡፡

ጥያቄዎችህን፡ ይመስሉኛል?

ጥያቄዎችህን፡፡

የተገባሉት፡ መንገዶችህን፡ ድርጅት

ኒው፡ የሆኑት፡ ውስጥ፡ ነው፡፡

ት፡ ሆኖ፡ መሥሪያ፡ ስራ፡ የት፡

ነው?

የሥራዎችህን፡ ድርጅትህን፡ በግብር፡ መ

ክፍሉ፡ በግብር፡ ወደጋዎችህ፡፡

ይከፍሉ?

ከሥራዎችህን፡ ተመልከቱ፡ ሆኖ፡

ክፍሉ፡ ነገርህ፡ ክፍሉ፡ ጥያቄዎችህን፡፡

ነገር?

ከዚህ፡ ጉዳይ፡ ተመልከቱ፡ ማን፡ ነው?

ክፍሉ፡ ተሰማ፡ ነው፡፡

ው?

ጥያቄ

መልስ

የአናገሳት፡ ድርጅት፡ ዓካመጣው፡ ምን
የድን፡ ነው?

ከድሆች፡ ልጆች፡ ትምህርት፡ ቤት፡
መሥሪያቤት፡ ነው።

መኪናህን፡ አሰራህ?
ጃንሆይ፡ አዲስ፡ ቤት፡ መንግሥት፡
አሰራ?

አዎ፡ ትናንት፡ አሰራሁ።
ሁከት፡ አዲስ፡ ቤት፡ መንግሥት፡
አሰራ።

ትምህርቱን፡ በጨረሱ፡ በሰዓት
ቱ፡ ሥራ፡ አገኘ?

አዎን፡ ጥሩ፡ ሥራ፡ አገኘ።

ከመኖሩ፡ ከባድ፡ ጠቅላይ፡ ገቢ
ጡ፡ በሦስት፡ ወራት፡ ተመላሽ
ጌታዎች፡ ሆኑ?

የከም፡ አሰራሁ።

የጥሩነቱ፡ ልጅ፡ ገገገች፡ በሁከት፡
ዓመት፡ ወደ፡ ፈረንሳይ፡ አገር፡
ሄደች?

አዎ፡ ከትምህርት፡ ሄደች።

አሰራሁ፡ በገገህ፡ በወርህ፡ ምን፡
አሰራሁ?

ትኩረት፡ የተሰጠ፡ መደብ፡ አገገገ
ሁ።

አሰራሁ፡ ከባድ፡ በተገቡ፡ በሰዓት
ምንታቸው፡ የት፡ ሄደች?

ወደ፡ አውሮጳ፡ ሄደች።

ትምህርት፡ ቤት፡ በገገችሁ፡ በሁከት፡
ከት፡ ሰዓት፡ ሰዓት፡ ሰዓት፡ ትምህርት፡
ቤት፡ ሰዓት፡ ሰዓት፡ ትምህርት
ችሁ?

የከም፡ አገገገ።

ጥያቄ

መልስ

ገንዘብ፡ በመጣ፡ በወሩ፡ ዳምዝ፡ ተሰጠ?
ጠ?

የከፈለሁ፡ ክፍተትጠጥ።

ብርቱካን፡ በተጠራጠረ፡ በወርህ፡ የቶ፡ ሄደህ፡ ነገር?

ወደ፡ ከተማ፡ ሄደሁ፡ ነገር።

የውጭ፡ ጉዳይ፡ መረጃ፡ ጠየቅ፡ በሆነ፡ በሦስት፡ ዓመቱ፡ የቶ፡ ሄደሁ፡ ነገር?

ወደ፡ ፊሊፕ፡ ክገር፡ ሄደሁ፡ ነገር።

በሄደኝሁ፡ ገመታኝሁ፡ ካመጣኝ፡ ተመክሳኝሁ?

ከዎ፡ ገመታኝ፡ ተመክሳኝ።

በመጣኝሁ፡ በማግኘቱ፡ የቶ፡ ሄደኝሁ?

ሲገኝ፡ ለቶ፡ ሄደኝ፡ ነገር።

በተገኘሁ፡ በወራቸው፡ ምን፡ ክደረገ?

ምንም፡ ክካደረገም።

ገደብሁ፡ በወሩ፡ ምን?

ከዎ፡ ገደብሁ፡ በወሩ፡ ምን።

ጥሩነሽ፡ በታገደኝ፡ በክምስተኛው፡ ዓመቱ፡ ገራ፡ ክገገኛ?

ከዎ፡ ክገገኛ።

ክገገኛ፡ በመጡ፡ ገመታቸው፡ ክሰተማሪ፡ ሆኑ?

ከዎ፡ ክሰተማሪ፡ ሆኑ።

በተያያዘኝሁ፡ በሦስተኛው፡ ወር፡ መገና፡ ገዛኝሁ?

ከዎ፡ ገዛኝ።

ገገገህ፡ ገመታህ፡ ለቶ፡ ሠራህ?

ከዎ፡ ሠራሁ።

ስኩ፡ ክውሮዳ፡ በተናገርሁ፡ ገመታው፡ ወደ፡ ክውሮዳ፡ ሄደህ?

የከፈለሁ፡ ክከሄድሁም።

ድርሰት

በክሜሪካና፡ በኢትዮጵያ፡ መግባት፡ የገጠና፡ የኢኮኖሚ፡ ግንኙነት፡ ስኬት፡ የክሜሪካን፡ መንግሥት፡ በክስመራ፡ ውስጥ፡ ክንድ፡ ቆንጲኮ፡ ክቋሞክኮ።

ከቶ፡ የሐንሰ፡ የተገኙ፡ ክሜሪካዊ፡ በክስመራ፡ ከተማ፡ ውስጥ፡ ቆንጲኮ፡ ሆነው፡ እንዲሠሩ፡ ከመንግሥታቸው፡ ተሰጠው፡ ክስመራ፡ ከተማ፡ ዳረሱ።

ክስመራ፡ ከመድረሳቸው፡ በፊት፡ አገረ፡ መንገዳቸውን፡ እዲሱ፡ ክስገ፡ ሰገብተው፡ ስኬት፡ በእዲሱ፡ ክስገ፡ ዓየረ፡ ሁሉ፡ እጅግ፡ ተደሰቱ።

በክስመራና፡ በእዲሱ፡ ክስገ፡ የዓየረ፡ ሁሉ፡ መግባት፡ በግም፡ ከሌሎች፡ ስኬት፡ የክስመራ፡ የዓየረ፡ ሁሉ፡ ከጤናቸው፡ እንዲሆኑ፡ በግክዳ፡ ተረዱ።

ከቶ፡ የሐንሰ፡ በኢትዮጵያና፡ በክሜሪካ፡ መግባት፡ ያላውን፡ የገጠና፡ ግንኙነት፡ ከመጠንገርና፡ ከመስፋፋት፡ የጋኩ፡ መንገድ፡ ስኬት፡ ወዲያው፡ እንዲዳረሱ፡ ካገረ፡ ገዢው፡ ጋር፡ ከመገናኘት፡ ፈሰጉ።

በመጅመሪያው፡ ቀን፡ ያገር፡ ግዛት፡ መሥሪያ፡ ቤትን፡ ጠይቀው፡ ካገኙ፡ በኋላ፡ ከጉዳይ፡ ክስ፡ ለመውጣት፡ ጋር፡ ተነጋግረው፡ ክስ፡ ክገረ፡ ገዢውን፡ ከመገናኘት፡ እንዲቻሉ፡ ቀጠሮ፡ ተቀብለው፡ ተመከሱ።

በሁከተኛው፡ ቀን፡ በቀጠሮው፡ መሠረት፡ ወደ፡ ክገር፡ ግዛት፡ መሥሪያ፡ ቤት፡ ሄደው፡ ካገረ፡ ገዢው፡ ጋር፡ ተገናኙ።

ካገረ፡ ገዢው፡ ጋር፡ ስኬት፡ ስኬት፡ ስኬት፡ ከተማዎች፡ በሰፊው፡ ተጠቅመዋል። ከዚያም፡ በካይ፡ ምናኮገት፡ ከቶ፡ የሐንሰ፡ ካገሩ፡ እንግዳ፡ በመሆናቸው፡ እርዳታ፡ ሲያስፈልጋቸው፡ እይቀርም፡ በመሆኑ፡ ሙሉ፡ እርዳታ፡ እንዲደረግባቸው፡ ጠየቁባቸው። ከቶ፡ የሐንሰም፡

በቀረቡት ጊዜ፡ ክርካሪ፡ በጣም፡ በከተማው፡ ነገር፡ ገዢውን፡ ከመስጠት
ውጥ፡ ወደ፡ ቤታቸው፡ ተመለሱ።

ጥያቄዎች

- በከተማው፡ ከተማ፡ ውስጥ፡ ምን፡ ነገር?
- ከፊት፡ የተገኘው፡ ከምን፡ ወደ፡ ከተማው፡ መጡ?
- ከተማው፡ ከመጣታቸው፡ በፊት፡ የት፡ ደርሰው፡ ነበር?
- ከዚህ፡ ክፍል፡ የሞላው፡ ሁሉም፡ ጥያቄዎች፡ ነው?
- በከተማው፡ በከተማው፡ ምን፡ ዓይነት፡ ጉዳይ፡ ነገር?
- ከፊት፡ የተገኘው፡ ከተማው፡ ሲገቡ፡ ምን፡ ክስረት?
- ነገር፡ ገዢው፡ ጋር፡ ከመገናኛታቸው፡ በፊት፡ ምን፡ ክስረት?
- ነገር፡ ገዢው፡ ጋር፡ ምን፡ ተጨባጭ?
- ነገር፡ ገዢው፡ ምን፡ ዓይነት፡ ክርካሪ፡ ከቀረቡት ጊዜ?
- በሁሉም፡ ክፍሎች፡ መገንጠል፡ ያለውን፡ የደገፍ ማሳሰቢያ፡
ጥያቄዎች፡ ክስረት።

BASIC COURSE

GLOSSARY

a

abal	አባል	member
abarra - mabarat	አበራ - ማገራት	to stop raining
abbabba	አባባ	daddy, papa
abbat	አባት	father
abbay	አባይ	Blue Nile
abbēde - mabēd	አበድ - ማበድ	to be insane, to get crazy
abbelaššē - mabbelašet	አበካሽ - ማበካሽት	to waste, to spoil, to destroy
abbere - mabber	አበረ - ማበረ	to unite
abbeTe - mabeT	አበጠ - ማበጥ	to swell
abet	አይት	yes sir, sir?
abetuta	አይቲታ	complaint
abeba	አበባ	flower
abeddere - mabedder	አበደረ - ማበደር	to lend (money)
abējjē - mabējjēt	አበጅ - ማበጅት	to make, to construct
abeKKa - mabKat	አበቃ - ማበቃት	to cease, to stop, to end; to live up to
abeKKele - mabKel	አበቀክ - ማበቀክ	to cultivate, to grow (trans.)
abeleSSege - mabelSeg	አበከደገ - ማበከደገ	to enrich, to make prosperous
abella - mablat	አበካ - ማበካት	to feed, to bribe
aberekkete - maberket	አበረገተ - ማበረገት	to extend, to offer, to make abundant
aberra - mabrat	አበራ - ማበራት	to light up, to turn on the light, to shine
aberrere - mabrer	አበረረ - ማበረረ	to chase, to expel
abessele - mabsel	አበሰከ - ማበሰከ	to cook
abezza - mabzat	አበዛ - ማበዛት	to multiply
abro	አብሮ	together
abro yisTen	አብሮ፡ ይስጠን	you're welcome!
abwara	አቧራ	dust
abzafiña	አብዛኛ	most, majority
aCese - maCes	አጤሰ - ማጤሰ	to smoke

aCCawwete - maCCawet	ከጣወተ - ጣወወት	to keep company
aCCir	ከጭር	short
adane - madan	ከደን - ጣደን	to cure, to save
addammeTe - maddameT	ከደመጠ - ጣደመጥ	to listen
addaŋi	ከደኝ	hunter
addaraš	ከደሌሽ	hall
addəbabay	ከደገገይ	city square, court of justice
addəballeKe - maddəbalok	ከደገገቀ - ጣደገገቅ	to mix
addəfe - madef	ከደፊ - ጣደፍ	to be dirty
addəge - madəg	ከደገ - ጣደግ	to grow
addələ - maddəl	ከደከ - ጣደከ	to distribute
addene - madden	ከደነ - ጣደን	to hunt
addere - mader	ከደረ - ጣደር	to spend the night
addese - maddes	ከደሰ - ጣደሰ	to repair, to renew
addis	ከደሰ	new
addis abəba	ከደሰ = ከገገ	Addis Abeba
addis ketema	ከደሰ = ከተማ	downtown section of Addis Ababa
adega	ከደጋ	danger, accident, damage
adegēñña	ከደገኛ	dangerous
adəkkəmə - madkəm	ከደገመ - ጣደገመ	to tire
aden	ከደን	hunting
aderrege - madreg	ከደረገ - ጣደረግ	to do, to perform, to make
aderrese - madres	ከደረሰ - ጣደረሰ	to cause to arrive
adkami	ከደኅሚ	tiring, tiresome, boring
adrašša	ከደሌሻ	address
af	ከፍ	mouth, language
afegeffege - mafegfəg	ከፈገገ - ጣፈገገ	to retreat, to withdraw (intr.)
afəKKere - mafKer	ከፈቀረ - ጣፈቀረ	to love
afer	ከፈር	soil, dirt
aferrese - mafres	ከፈረሰ - ጣፈረሰ	to destroy, to demolish, to cancel
afessese - mafses	ከፈሰሰ - ጣፈሰሰ	to spill

BASIC COURSE

affaTTene - maffaTen	ከፋጠኑ - ማፋጠን	to expedite
affelalæg	ከፈካካገ	search, investigation
affere - mafer	ከፈረ - ማፈር	to be shy, to be ashamed
affeSaSem	ከፈዳዳም	performance, completion
affetataš	ከፈተተሽ	testing, searching
afinCa	ከፍንጫ	nose
afwaCCe - mafwaCet	ከፈጩ - ማፈጩት	to whistle
ageTe - mageT	ከጌጠ - ማጌጥ	to be decorated, to be adorned
agebba - magbat	ከገገ - ማገገት	to marry, to bring in
ageC	ከገጭ	chin
ageleggēle - magelgel	ከገካገካ - ማገካገካ	to serve
agelgilot	ከገገግኩት	service
ageññe - magñet	ከገኙ - ማገኙት	to find, to get
ager	ከገር	country
yager gizat minister	ያገር፡ ግዛት፡ ማኒስቴር	Ministry of Interior
agere geži	ከገረ፡ ገዢ	governor
aggaTTeme - maggaTem	ከጋጠሙ - ማጋጠም	to join, to attach, to occur, to encounter
aggaTami	ከጋጣሚ	chance
indaggaTami	ከጎዳጋጣሚ	by chance, accidentally, luckily
agebab	ከገገብ	method; the way of entering
aggenaññe - maggenaññet	ከገናኙ - ማገናኙት	to connect, to cause to meet
aggezē - maggez	ከገዛ - ማገዛ	to assist, to help
aggiyageT	ከጊዳጊጠ	decoration
aggot	ከጎት	uncle
agwaze - magwaz	ከጊዛ - ማጊዛ	to transport
ahlyya	ከህያ	donkey
ahun	ከሁን	now
ajja	ከጃ	oat
ajjēbe - majjēb	ከጃብ - ማጃብ	to accompany
akalat	ከግካት	body

akebbere - makber	ክክበረ - ማክበር	to honor, to celebrate, to accept (invitation)
akist	ክክሰቶ	aunt
akkababi	ክክገባ	outskirts, surroundings, vicinity
akkefafel	ክክፋፊ	dividing, paying back
akkefaffele - makkefafel	ክክፋፊክ - ማክፋፊክ	to distribute
akkəke - makək	ክክክ - ማክክ	to scratch
akkəle - makkəl	ክክከ - ማክከ	to be equal, to be worthy, to entrust
akkəmə - makkəm	ክክመ - ማክመ	to treat (a patient)
akkənawwəne - makkenawən	ክክናወነ - ማክናወን	to accomplish, to complete
akkerayye - makkerayet	ክክጎረ - ማክጎረ	to let for rent
akkiyahed	ክክያሄደ	walking; progressing
akkwahwan	ክክኋን	state, condition
aKd	ክክቶ	plan
aKəbet	ክክቦቶ	uphill
aKəlleme - maKləm	ክክኮመ - ማክኮመ	to dye
aKərrebe - maKreb	ክክረቦ - ማክረቦ	to bring, to present, to offer
aKəTTəle - maKəTTel	ክክጠኮ - ማክጠኮ	to sprout
aKKaTTəle - maKKaTel	ክክጠኮ - ማክጠኮ	to burn, to light
aKKəbabel	ክክገባ	reception
aKKəde - maKKed	ክክደ - ማክደ	to plan, to design
aKKəfe - maKəf	ክክፎ - ማክፎ	to embrace
aKKəməməT	ክክመመኛ	situation, location, position
aKKoTater	ክክግጠር	counting, computing
yegize aKKoTaTer	የጊዜ: ክክግጠር	time reckoning; calendar
aKKwaKwam	ክክኋኋ	establishment, position, posture
aKKwaKwame - maKKwaKwe	ክክኋኋመ - ማክኋኋመ	to establish, to found
aKKwarreTe - maKKwareT	ክክረጠ - ማክረጠ	to interrupt, to cease, to cross
aKm / aKim	ክክኛ	ability, force
aKome / maKom	ክክመ - ማክመ	to erect, to stop
aKossele / maKuseI	ክክሰከ - ማክሰከ	to wound

BASIC COURSE

aKoyye - maKoyyet	ከቆየ - ማቆየት	to keep, to delay
aKrabbiya	ከቆራሪያ	near by, around
aKTaCCa	ከቆጣጣ	direction
aKwam	ከቆዎም	policy, condition
alafi	ከካፊ	one responsible for
alama	ከካማ	aim, goal, purpose
albeKKam	ከከበቃም	insufficient
ale - malet	ከከ - ማከት	to say
alebbase - malbes	ከከበሰ - ማከበሰ	to dress (trans.)
aleKa	ከከቆ	chief
aleKKese - malkes	ከከቀሰ - ማከቀሰ	to weep
alem	ዓለም	world
alenga	ከከጎጋ	whip
alet	ከከት	rock
alfo alfo	ከከፎ፡ ከከፎ	here and there, everywhere
alga	ከከጋ	bed
allalak	ከከካክ	sending, dispatching
allammede - mallamed	ከከመደ - ማከመደ	to accustom, to make familiar
alle	ከከ	there is
allebabes	ከከበሰ	the way of dressing, fashion
allefe - malef	ከከፎ - ማከፍ	to pass
alleKe - maleK	ከከቀ - ማከቅ	to end, to be finished
alleyayet	ከከያየት	separating
allıCCa	ከከጫ	stew, sauce
almaz	ከከማዝ	diamond
amac	ከከማፉ	brother-in-law; sister-in-law
amare - mamar	ከከማረ - ማማር	to look better; to desire
amat	ከከማት	mother-in-law; father-in-law
amarıfıfa	ከከማርቻ	Amharic
ambasader	ከከምገሳደር	ambassador
amel	ከከመጠ	character, behavior
amelleTe - mamleT	ከከመከጠ - ማምከጥ	to escape
amen	ከከማን	amen

AMHARIC

amerika	አሜሪካ	America
amerikan	አሜሪካን	American (adj.)
amerikawi	አሜሪካዊ	an American
amələkkətə - maməlket	አመክንተ-ማመክንት	to show, to indicate, to point out, to report
amenetta - mamentat	አመነታ-ማመነታት	to hesitate, to doubt
amənezzərə - mamənzər	አመነዘረ-ማመነዘር	to commit adultery
aməseggene - mamesgen	አመሰገነ-ማመሰገን	to thank
aməššə - mamšət	አመሽ-ማመሽት	to spend the evening
amet	ዓመት	year
amete mihret	ዓመተ-ምህረት	A.D.
aməTeñña / aməSeñña	አመጠኛ/አመዳኛ	rebel
ammakkərə - mammaker	አማክረ-ማማክር	to consult
ammassele - mammasel	አማሰሰ-ማማሰሰ	to stir
aməTTa - mamTat	አመጣ-ማመጣት	to bring
amməmə - maməm	አመመ-ማመም	to cause physical pain
ammene - mamən	አመነ-ማመን	to believe, to admit
ammənezazer	አመነዛዘረ	money changing
ammerar	አመራር	leading, conducting
ammərareT	አመራረጥ	selecting, choosing, voting
amməsegagen	አመሰጋገን	thanking
amməšaš / amməšašet	አመሻሻ/አመሻሻት	spending the evening
ammeTaT	አመጣጥ	coming
ammist	አምስት	five
amlak	አምላክ	God
amsa / hamsa	አምሳ/ሃምሳ	fifty
ammwamwat	አሟሟት	dying
amna	አምና	last year
amOkə - mamOk	አምቀ - ማምቀ	to heat
anaTi	አናጢ	carpenter
anbessa	አንበሳ	lion
anbeTTa	አንበጣ	locust

BASIC COURSE

anbolik	ክንቦልክ	envelope
anci	ክንጅ	you (f.)
and	ክንድ	one
and aynet	ክንድ፡ ዓይነት	same
and gize	ክንድ፡ ጊዜ	once
and madreg	ክንድ፡ ማድረግ	to unify
andacc	ክንዳኛ	nothing, something, anything
andand gize	ክንዳንድ፡ ጊዜ	sometimes
andande	ክንዳንድ	sometimes
andefñña	ክንደኛ	first
andinnet	ክንድነት	unity
bandinnet	ገንድነት	together
anebbebe - manbeb	ክንበበ - ማንበብ	to read
anessa - mansat	ክንሳ - ማንሳት	to lift, to raise, to mention
anesteñña	ክንስተኛ	inferior, insignificant
aneTTefe - manTef	ክንጠፎ - ማንጠፍ	to spread out
aneTTese - manTes	ክንጠሳ - ማንጠሳ	to sneeze
anget	ክንገት	neck
angol	ክንጎል	brain
ankwakwa - mankwakwat	ክንጊጊ - ማንጊጊት	to knock
annegager	ክንጋጋ	talk
anneKanneKe - manneKaneL	ክንቃቃ - ማንቃቃ	to shake, to move (trans.)
annese - manes	ክንሳ - ማንሳ	to be small, to diminish
annwanwar	ክንኗኗ	living, subsistence
ante	ክንተ	you (m.)
anTeleTTele - manTelTel	ክንጠከጠከ - ማንጠከጠከ	to suspend, to hang
bejj manTelTel	በክጅ፡ ክንጠከጠከ	to carry by hand
araš	ክሌሽ	farmer
aratt	ክሌት	four
arawit	ክሌዊት	wild animal
arb	ክሌብ	Friday
arba	ክሌግ	forty

arebba - marbat	ክረባ - ማርባቶ	to raise, to breed
areffede - marfed	ክረፊድ - ማርፊድ	to be late in the morning
arefteneger	ዐረፍተ. ገገር	sentence
areggezec - margez	ክረገዛቾ - ማርገዛ	to be pregnant
arejje - marjet	ክረጅ - ማርጅት	to be old
areke	ክረቆ	rakee
aremene	ክረመፅ	pagan
arengwade	ክረገጋዶ	green
ari'ist	ክርዕሰት	title, topic
aroge	ክሮጋ	old
arogit	ክሮጋት	old woman
arrede - mared	ክረድ - ማረድ	to slaughter, to deceive
arrefe - maref	ክረፎ - ማረፍ	to rest
arregaggeTe - marregageT	ክረገገጠ - ማረገገጥ	to assure, to confirm
arreme - marrem	ክረመ - ማረመ	to correct, to weed
arrese - mares	ክረሶ - ማረሶ	to cultivate, to till, to plow
arusi	ክሩሲ	Arusi (province)
asa	ክሳ	fish
asaddese - masaddes	ክሳዳሶ - ማሳዳሶ	to have repaired
asama	ክሳማ	pig
asammene - masammen	ክሳመነ - ማሳመን	to persuade, to convince
asallafi	ክሳካፊ	waiter
asallefe - masallef	ክሳካፎ - ማሳካፍ	to let pass, to spend, to wait on, to serve
asannese - masannes	ክሳነሶ - ማሳነሶ	to decrease
asassebe - masasseb	ክሳሰብ - ማሳሰብ	to remind
asawweke - masawwek	ክሳወቆ - ማሳወቆ	to let know
asayye - masayyet	ክሳየ - ማሳየት	to show
asbejje - masbejjet	ክሰበጅ - ማሰበጅት	to have made
asceggari	ክሰቸጋፊ	difficult
asceggere - mascegger	ክሰቸገረ - ማሰቸገር	to cause difficulty
asCane - masCan	ክሰጫነ - ማሰጫነ	to have something loaded

BASIC COURSE

asCəse - masCəs	ከስጩሰ - ማስጩሰ	to cause to smoke
asdeffere - masdeffer	ከስደፈረ - ማስደፈር	to cause to dare, to discredit
asdenəggete - masdəngəT	ከስደነገጠ - ማስደነገጥ	to frighten
asdənnaKi	ከስደናቂ	surprising, amazing, outstanding
asdenneKe - masdenneK	ከስደነቀ - ማስደነቅ	to surprise, to astonish
asderrese - masderres	ከስደረሰ - ማስደረሰ	to cause to narrate; to make someone to write a composition
asdəssac	ከስደሳኝ	pleasant, enjoyable
asdəssete - masdəssət	ከስደሰተ - ማስደሰተ	to please
aseb	ከሰብ	Assab (port in Ethiopia)
asekkere - masker	ከሰገረ - ማስገር	to intoxicate
asfaffa - masfafat	ከሰፋፋ - ማስፋፋት	to develop, to expand, to enlarge
asfəKKədə - masfəKKəd	ከሰፈቀደ - ማስፈቀድ	to get permission, to acquire consent
asfellege - masfelleg	ከሰፈከገ - ማስፈከግ	to need
asferarra - masferarat	ከሰፈጠጠ - ማስፈጠጠት	to threaten
asferra - masferrat	ከሰፈጠ - ማስፈጠት	to frighten, to menace
asfəSSami	ከሰፈዳሚ	one responsible for, in charge of
asfetta - masfettat	ከሰፈተ - ማስፈተት	to have released
sira masfettat	ሥራ = ማስፈተት	to take someone's time, to disturb
asgabbeze -masgabez	ከሰጋበዛ - ማስጋበዛ	to ask somebody to invite s.o.
asgeTe - masgeT	ከሰገጠ - ማስገጥ	to decorate, to have decorated
asgebba - masgebbat	ከሰገገ - ማስገገት	to cause to be brought
asgeddēde - masgeddēd	ከሰገደደ - ማስገደድ	to force
asgenezzebe - masgenzeb	ከሰገነዘበ - ማስገንዘብ	to make realize, to make aware of something
asgerrami	ከሰገሬሚ	wonderful
ashede - mashed	ከሰሄደ - ማስሄድ	to cause to go
askeffele - maskeffel	ከሰገፈከ - ማስገፈክ	to charge, to cause to pay

asKeddeme - masKeddem	ክስቀደመ - ማስቀደም	to cause to precede
asKeddimo	ክስቀደም	before
asKemmeTe - masKemmeT	ክስቀመጠ - ማስቀመጥ	to put down, to let aside, to deposit
asKerre - masKerret	ክስቀረ - ማስቀረት	to cancel
asKeTTele - masKeTTel	ክስቀጠክ - ማስቀጠክ	to have connected, to cause to add
asKeyyami	ክስቀያሚ	ugly, unpleasant
asKome - masKom	ክስቆመ - ማስቆም	to cause to erect
aslebbese - maslebbes	ክስከበሰ - ማስከበሰ	to have somebody dress s.o.
asleyye - masleyyet	ክስከየ - ማስከየት	to cause to separate
asamma - masmamat	ክስማማ - ማስማማት	to reconcile
asmat	ክስማት	sorcery
asmatteñña	ክስማተኛ	magician
asmeCCinna laki	ክስመጪዓ፡ ካጺ	Export-Import Co.
asmenezzero - masmenzer	ክስመነዚረ - ማስመነዘር	to cause to change money
asmera	ክስመራ	Asmara
asmeseggene - masmesgon	ክስመሰገነ - ማስመሰገን	to cause to thank
asmessele - masmessel	ክስመሰከ - ማስመሰክ	to pretend
asmešše - masmeššet	ክስመሾ - ማስመሾት	to cause to spend the evening
asmeTTa - masmeTTat	ክስመጣ - ማስመጣት	to import
asneffa - masneffat	ክስነፋ - ማስነፋት	to cause to inflate
asnessa - masnessat	ክስነሳ - ማስነሳት	to start, to wake up
asrammist	ክሠራ፡ ክምስት	fifteen
asrand	ክሠራ፡ ክንድ	eleven
asraratt	ክሠራ፡ ክሌት	fourteen
asra hulett	ክሠራ፡ ሁከት	twelve
asra sebatt	ክሠራ፡ ሰገት	seventeen
asra siddist	ክሠራ፡ ሰድስት	sixteen
asra simmint	ክሠራ፡ ሰምንት	eighteen
asra sost	ክሠራ፡ ሦስት	thirteen
asrazeteñ	ክሠራ፡ ዘጠኝ	nineteen
asredda - masreddat	ክስረዳ - ማስረዳት	to explain

BASIC COURSE

asrèkkèbè - masrèkkèb	ክስረገገገ - ማስረገገል	to deliver
assab / hassab	ክሳል / ሃሳል	thought, plan, intention, idea
assabinnèt	ክሳሊነት	initiating, bringing forth
assasatè - massasat	ክሳሳተ - ማሳሳት	to mislead
assebè - masseb	ክሳሰ - ማሳሰል	to think, to intend
asseffa - masseffat	ክሳፍ - ማሳፍት	to have a suit made
assemma - massèmmat	ክሳማ - ማሳማት	to inform, to let know, to broadcast
assenabbete - massenabr	ክሳፍሰተ - ማሳፍሰት	to dismiss, to fire
assenadda - massenadat	ክሳፍዳ - ማሳፍዳት	to arrange, to prepare
assenebabet	ክሳጎጎት	sojourn
assèrè - masèr	ክሳረ - ማሳረ	to tie, to bind
asserra - massèrrat	ክሳራ - ማሳራት	to have built, to cause to work
asseTaT	ክሳጣጥ	way of giving
assir	ክሥር	ten
astamami	ክሳተማሚ	nurse
astarreKè - mastareK	ክሳተረቀ - ማሳተረቅ	to reconcile
astawweKè - mastaweK	ክሳተወቀ - ማሳተወቅ	to inform
astawwè - mastawes	ክሳተወሰ - ማሳተወሰ	to remind, to remember
astedadari	ክሳተዳዳሪ	administrator
astedadeg	ክሳተዳዳግ	rearing, raising
astedaddere - mastedader	ክሳተዳዳር - ማሳተዳዳር	to administer
astedader	ክሳተዳዳር	administration
astelalèK	ክሳተካክቅ	massacring, exhausting
astelallefe - mastelale	ክሳተካክፎ - ማሳተካክፍ	to communicate
astemare - mastemar	ክሳተማረ - ማሳተማር	to teach
astemari	ክሳተማሪ	teacher
astewale - mastewal	ክሳተዋሰ - ማሳተዋሰ	to understand, to observe
astewawweKè - mastewaweK	ክሳተዋወቀ - ማሳተዋወቅ	to introduce (a person)
asteway	ክሳተዋይ	intelligent, wise
asteyayet	ክሳተያየት	opinion, standpoint
astezazèz	ክሳተሃሃዝ	ordering, commanding

asTebbeKe - masTebbeK	ክስጠበቅ - ማስጠበቅ	to keep waiting
asTerra - masTerrat	ክስጠሬ - ማስጠሬት	to send for
asTerrege - masTerreg	ክስጠረገ - ማስጠረገ	to have cleaned
asTeTTa - masTeTTat	ክስጠጣ - ማስጠጣት	to cause to drink
aswale - maswal	ክስዋከ - ማስዋክ	to cause to spend the day
asweggede - maswegged	ክስወገዳ - ማስወገዳ	to check, to drive away, to avoid
aswelwwele - maswelwel	ክስወከወከ - ማስወከወከ	to have polished
asyaze - masyaz	ክስያዘ - ማስያዘ	to cause to hold, to have s.o. arrested, to pawn
aSSaSaf	ክዳዳፍ	writing
aSe	ክዴ	emperor
aSenna - maSnat	ክዴኖ - ማዴኖት	to confirm, to approve, to ratify
ašangullit	ክሻገገኪት	toy, doll
ašettete - maštet	ክሻተተ - ማሻተተ	to smell (tr.)
ašewa	ክሻዋ	sand
ašker	ክሻክር	servant
aššašale - maššašal	ክሻሻከ - ማሻሻክ	to improve
aššašaT	ክሻሻጥ	transaction
ašše - mašet	ክሻ - ማሻት	to rub, to massage
aššəgaggere - maššəgag	ክሻጋገረ - ማሻጋገር	to let pass, to help to pass or to cross
aššennefe - maššennef	ክሻኅፈ - ማሻኅፍ	to conquer, to win, to defeat
ater	ክተር	peas
aterrefe - matref	ክተረፈ - ማትረፍ	to gain, to get profit, to save
atkilt	ክትክገገት	vegetables
ato	ክት	Mr.
attallele - mattalel	ክተከከ - ማተከከ	to cheat, to deceive
atteme - mattem	ክተመ - ማተመ	to print
aTeffa - maTfat	ክጠፋ - ማጥፋት	to destroy, to lose, to put out, to waste, to squander
aTegeb	ክጠገብ	near
aTella - maTlat	ክጠካ - ማጥካት	to shade

BASIC COURSE

aTenekkere - maTenker	ከጠገን - ማጠገን	to strengthen
aTenna - maTnat	ከጠና - ማጥናት	to study
aTeTTa - maTeTTat	ከጠጣ - ማጠጣት	to water, to irrigate, to offer a drink
aTint	ከጥንት	bone
aTir	ከጥር	fence
aTir gibbi	ከጥር፡ ግቢ	backyard, compound
aTTa - maTat	ከጣ - ማጣት	to fail to get, to miss, to lack
aTTarra - maTTarat	ከጣራ - ማጣራት	to filter, to distill, to screen
aTTebabek	ከጠገብቅ	keeping, waiting, watching, care
aTTebe - maTeb	ከጠብ - ማጠብ	to wash
aTTefe - maTef	ከጠፎ - ማጠፍ	to fold
aTTere - maTer	ከጠረ - ማጠረ	to make a fence, to be short
awaጋ	ከዋጅ	decree, proclamation
awaKi	ከዋቂ	expert, learned
awale - mawal	ከዋክ - ማዋክ	to postpone, to cause to spend the day
awaš	ከዋሽ	Awash (river)
awelleKe - mawleK	ከወከቀ - ማውከቅ	to take off, to remove
awerra - mawrat	ከወራ - ማውራት	to talk, to tell, to describe
awerrede - mawred	ከወረደ - ማውረድ	to put down, to unload, to carry down
aweTTa - mawTat	ከወጣ - ማውጣት	to pull out, to withdraw, to place on, to cost
awilo nefas	ከውከ። ነፋስ	hurricane, tornado, strong wind
awo / awon	ከዎ / ከዎን	yes
awra	ከውራ	main, principal
awra doro	ከውራ፡ ዶሮ	cock, rooster
awra godana	ከውራ፡ ጎዳና	highway
awrajja	ከውራጅ	county
awre	ከውራ	wild animal, beast; mean, wild, ferocious

awroPa	ክውሮፓ	Europe
awroPawi	ክውሮፓዊ	European
awroPlan/awroplan ayroPlan/ayroplan	ክውሮፕካን/ክይሮፕካን	airplane
awroPlan marefiya	ክውሮፕካን፡ ማሪፊያ	airport
awtobus	ክውቶሎስ	bus
awwalaጋ	ክዋካጅ	midwife
awwassene - mawwasen	ክዋካን - ማዋካን	to border
awwaTTa - mawwaTat	ክዋጣ - ማዋጣት	to contribute
awwawal	ክዋዋላ	the way of spending the day; doing favor
awwəjə-mawwəj	ክወጅ - ማወጅ	to proclaim, to declare
awwəkə - mawwək	ክወክ - ማወክ	to disturb
awwəkə - mawək	ክወቀ - ማወቅ	to know
awwəTaT	ክወጣጥ	emerging
higg awwəTaT	ክጣጥ፡ ክወጣጥ	law making
ayat	ክያት	grandparent
aydelləm	ክይይከም	is not
ayib	ክይብ	cottage cheese
ayimro /a 'imro	ክይምሮ/ክክምሮ	mind, intelligence
ayn	ዓይን	eye
ayn affar	ዓይን፡ ክፋር	shy
aynet	ዓይነት	sort, kind
ayT	ክይጥ	rat, mouse
ayyale	ክያሌ	several
ayyayaz	ክያያዝ	way of handling something, manner
ayyayazə - mayyayaz	ክያያዝ - ማያያዝ	to fasten, to attach
ayye - mayet	ክየ - ማየት	to see
ayyer	ክየር	air
yayyer Tebay	የየር፡ ጠገይ	climate
ayyer menged	የየር፡ መንገድ	air line
azen	ክዘን	grief, sorrow
azənebbelə - mazenbel	ክዘንበሎ - ማዘንበሎ	to incline, to tend toward

BASIC COURSE

azzawwərə - mazzawer	ክሃወረ - ማሃወረ	to remove, to transfer
azzəgajjə - mazzəgajjet	ክዘጋጀ - ማዘጋጀት	to prepare
azzənə - mazən	ክዘኅ - ማዘኅ	to be sorry
azzezə - mazzəz	ክዘዘ - ማዘዘ	to order, to command
azzo	ክዘ	crocodile
<u>b</u>		
babur	ገቡር	train
babur Tabiya	ገቡር = ጣቢያ	railroad station
bada / ba'ida	ገዳ / ገዕዳ	stranger, alien, person not connected with another by blood
bado	ገዶ	empty
bahil	ገሕሐ	custom, tradition
bahır	ገሕር	sea
bahırdar	ገሕር = ዳር	seashore, beach
bahri	ገሕሪ	character, nature
bajet	ገጅት	budget
baKela	ገቆካ	beans
bal	ገሐ	husband
balabbat	ገካገት	nobleman
balager	ገካገር	rural area, countryside; peasant, countryman
bale	ገሐ	Bale (province of)
bale	ገካ	owner
baləbet	ገካቤት	husband, wife, chief
baləge	ገካጌ	impolite, rude
baləmulu sılTan	ገካሙኩ: ሥልጣን	plenipotentiary
baləsılTan	ገካ ሥልጣን	authorities
baleSəgga	ገካደጋ	wealthy, well-off
balinjəra	ገሐንጅራ	friend
baltet	ገሐቲት	old woman
bank	ገንብ	bank
bariya	ገሪያ	slave

barneTa	ገርፎግ	hat
base - məbas	ገሰ - መገሰ	to get worse
benzin	ቤንዚን	gasoline
bet	ቤት	house
bete kristiyan	ቤተ-ክርስቲያን	church
bete mængıst	ቤተ-መንግሥት	palace
bete məSahift	ቤተ-መዳከፍት	library
betesəb	ቤተ-ሰብ	family
be'al / bal	በዓል/ግል	holiday
be-...bəkkul	በ... በኩል	in the direction of...
bəbəkkulu	በበኩሉ	on his part
bəCırraš	በጭራሽ	utterly, completely, at all
beddele - məbeddəl	በደረሰ - መበደሰ	to offend
beddene - məbedden	በደረሰ - መበደሰ	to be paralyzed
bedel	በደሰ	offense
bədin	በድን	corpse; numb
bədingət	በድንገት	suddenly
bəfıSum	በፍጹም	absolutely, never, by no means
bəg	በግ	sheep
bəga	በጋ	summer
bəgemıdır	በጋምድር	Bagemder (province)
bəggo	በጎ	welfare
bəjjə - məbəjjet	በጅ - መበጅት	to be useful
bəKəddemlet	በቀደምት	previously, last time
bəKəl	በቀል	revenge
bəKer	በቀር	except
bəKəssıta	በቀጠታ	slowly
bəKəTTıta	በቀጥታ	straight ahead
bəKi	በቂ	enough
bəKKa - məbKat	በቃ - መበቃት	to be sufficient
bəKKəle - məbKəl	በቀሰ - መበቀሰ	to grow, to germinate
bəKlo	በቅሎ	mule

BASIC COURSE

beKollo	በቶኦ	corn
belg	በከግ	autumn, fall
bella - meblat	በካ - መጠካኛ	to eat
belleTe - mebleT	በከጠ - መጠከኛ	to exceed, to be more, to be large
bemalet	በማከኛ	thinking that...
berberre	በርቦሬ	pepper
bere	በሬ	ox, bull
berebbere - meberber	በረቦረ - መበርቦር	to search
beredo	በረዶ	hail, snow
beraha	በረሃ	desert
berekkete - meberket	በረገተ - መበርገተ	to increase (intr.), to multiply
berenda	በረገዳ	porch, veranda, patio
beretta - mebertat	በረታ - መበርታኛ	to be strong
berkett malet	በርገኛ፡ ማከኛ	to be numerous
berr	በር	doorway, passage
berra - mebrat	በሬ - መጠሬኛ	to shine
berraf	በሬፍ	doorway
berrede - mebred	በረዳ - መጠረዳ	to get chilly, to be cold
berrere - mebrer	በረረ - መጠረረ	to fly
besebbese - mebesbes	በሰበሰ - መበሰበሰ	to be rotten
bessa - mebsat	በሰ - መጠሰኛ	to pierce
besele - mebsel	በሰከ - መጠሰከ	to be ripe, cooked
bestogra	በሰተግሬ	to the left
bestekēññ	በሰተቀኝ	to the right
bestekēr	በሰተቀር	except that
bešita	በሽታ	illness
bešiteñña	በሽተኛ	ill
betaleyy	በተከይ	especially, in particular
bettene - mebetten	በተኛ - መበተኛ	to disperse, to scatter
beTam	በግም	very
beTTese - mebeTTes	በጠሰ - መበጠሰ	to break

bezza - mebzat	በዛ - መበዛኛ	to increase, to be too much
biCa	ቢጫ	yellow
bihonim	ቢሆንም	even though
billawa	ቢካዎ	knife
bira	ቢራ	beer
biro	ቢሮ	office
biskilit	ቢስክሊት	bicycle
biyans	ቢያንስ	at least
bi'ir	ብዕር	pen
bicca	ብቻ	alone, only
biddir	ብድር	loan
biKK malet	ብቅ፡ ማክኛ	to emerge, to appear
biIca	ብከጫ	superiority, majority, preponderance
biIiCIIc malet	ብከጫ ከጫ፡ ማክኛ	to shine, to glitter
biIih	ብከህ	clever, intelligent
biIiSiginna	ብከድግፍ	wealth
biIT	ብከጥ	cunning, clever
binnañ	ብፍኝ	dust
birC1ko	ብርጭቅ	glass
bird	ብርድ	cold
bird libs	ብርድ፡ ከብስ	blanket
birət	ብራት	metal, iron, steel
birhan	ብርሃን	light, bright
birindo	ብርንዶ	lean meat
birK	ብርቅ	rare, unusual
birr	ብር	dollar, silver
birtat	ብርታት	vigor
birtu	ብርቱ	strong, heavy, important
birtukan	ብርቱግን	orange
biruh	ብሩህ	clear
bisil	ብስሶ	ripe
biskut	ብስኩት	biscuit

BASIC COURSE

bizat	ገዛኛ	quantity
begize bizat	በጊዜ፡ ገዛኛ	in the course of time
bizu	ገዛ	much, many
boks	ቦክስ	boxing
borsa	ቦርሳ	wallet, purse, briefcase
bota	ቦታ	place
bozzene - mebozzen	ቦዛኛ - መቦዛኛ	to be idle
buda	ቡዳ	evil eye
bullā	ቡካ	light brown
bunna / bun	ቡና / ቡን	coffee
bunnabet	ቡና፡ ቤት	café, bar
bunnamma	ቡናማ	brown
buš	ቡሽ	cork
butitto	ቡትት	rag
buTi	ቡጢ	fist
bwalt	ጊኮት	joke, fun
bwambwa	ጊንጊ	pipe
<u>c</u>		
cale - mecal	ቸካ - መቸካ	to be able
cek	ቸክ	check
cel malet	ቸካ፡ ማከት	to neglect
celliteñña	ቸካቀሻ	neglectful
cekkole - mecekkol	ቸጥካ - መቸጥካ	to hurry
cər	ቸር	generous, kind
cərinnət	ቸርነት	generosity, kindness
ciggār	ቸጋር	famine, starvation
ciggır	ቸግር	problem, difficulty
cikko	ቸኅ	stubborn
cikkola	ቸኅካ	haste, hurry
cikkul	ቸኅካ	hasty
cilota	ቸካታ	ability
cok	ቸክ	chalk

C

Caf	ጫፍ	summit, top, end
Cakka	ጫገ	forest
Camma	ጫማ	shoes
Cane - meCan	ጫኅ-መጫኅ	to load
CebbeTe - meCebbeT	ጨጠጠ - መጨጠጥ	to grasp, to seize, to clasp
1jj meCebbeT	ከጅ፡ መጨጠጥ	to shake hands
CefeCCefe - meCefCef	ጨፈጨፈ - መጨፈጨፈ	to slash, to massacre
Ceffere - meCeffere	ጨፈረ - መጨፈረ	to dance
Cekkañ	ጨካኛ	cruel, ruthless
Cekkene - meCekken	ጨካኅ - መጨካኅ	to be determined, to be cruel
CekKone - meCekKon	ጠቅኅ - መጠቅኅ	to oppress, to suppress
Cellema	ጨከማ	darkness
Celleme - meCellem	ጨከመ - መጨከመ	to get dark
CelleTe - meCelleT	ጨከጠ - መጨከጥ	to empty
CemmeKe - meCmeK	ጠመቀ - መጥመቅ	to squeeze
Cemmere - meCemmer	ጠመረ - መጠመረ	to pour in, to fill up, to add, to increase
CereKa	ጨረቀ	moon
CerK	ጨርቅ	cloth, rag
Cerrese - meCerres	ጨረሰ - መጨረሰ	to finish
Cese - meCes	ጨሰ - መጨሰ	to smoke (intr.)
Cew	ጠዉ	salt
Cewa	ጠዋ	gentle, polite, noble
Cewata	ጠዋታ	game, play, sport; matter, topic
Ciffera	ጭፈፈ	a popular dance
Cigag	ጭጋግ	mist
CiKa	ጭቃ	mud
CimCimta	ጭምጭምታ	rumor
CimmaKi	ጭማቂ	juice
Cimmari	ጭማሪ	additional

BASIC COURSE

Cimmir	ጥግጋር	including
Cin	ጥንጋ	thigh
Cinet	ጥንጋት	load
Cis	ጥሰ	smoke
yeCis binañ	የጥሰው ብረት	fall out
Cohe - meCoh	ጠኝ - ጠጠሃ	to shout, to yell, to scream
Colle	ጠላ	smart, clever
Coma	ጠጣ	fat (n.)
Cuhet	ጠጠኝት	scream, cry, noise
<u>d</u>		
dabbese - medabes	ዳገሰ - መዳገሰ	to touch, to examine, to search, to feel
dabbo	ዳቦ	bread
dammena	ዳጠና	cloud
dane - medan	ዳን - መዳን	to be saved, to recover, to redeem, to heal
dañña	ዳኛ	judge
daññe - medañet	ዳኛ - መዳኛት	to judge
daññinnet	ዳኛነት	legal; judgement
dar	ዳር	shore, bank, edge
darugin	ዳፋግን	however, but
debbeke - medebbeK	ዳበቀ - መዳበቅ	to hide, to conceal
deb dabbe	ዳብዳቤ	letter
dēbeddēbe - medēbdēb	ዳበዳብ - መዳብዳብ	to strike, to hit
dēbter	ዳብተር	notebook
debub	ዳቡብ	south
deffar	ዳፋር	bold
deffere - medfer	ዳፈረ - መዳፈር	to dare, to risk, to venture
dēga	ዳገ	highland
dēgg	ዳግ	kind, fine, nice
dēggefe - medeggef	ዳገፎ - መዳገፍ	to support
dēggeme - medgem	ዳገጠ - መዳገጠ	to repeat
dēggene - medeggen	ዳገን - መዳገን	to aim

dəggəsə - mēdəggəs	ደገሰ - መደገሰ	to arrange a banquet
dəgginnət	ደግኝት	kindness, generosity
dəgmo	ደግሞ	again, also, moreover, too
dəha	ደካ	poor
dəhinnet	ደካኝት	poverty
dəhna	ደህና	good, well, fine
dəhninnət	ደኅኝት	well being, goodness, good health
dəjjaf	ደጅፍ	doorway, threshold
dəkkama	ደኅማ	weak
dəkkamannət	ደኅማኝት	weakness, feebleness
dəkkəmē - mēdkēm	ደኅመ - መደኅገም	to be tired; to strive, to work hard
dəKīKa	ደቂቅ	minute
dəm	ደም	blood
dəm gibat	ደም፡ግባት	charm, beauty
dəmam	ደማም	charming
dəmma - mēdmat	ደማ - መደማት	to bleed
dəmmərə - mēdēmmer	ደመረ - መደመር	to sum up, to add
dəmessəsə - mēdēmśəs	ደመሰሰ - መደምሰሰ	to destroy, to delete, to demolish
dəmoz	ደሞዝ	salary, wages
dənb	ደንብ	rule, regulation
bēdenb	በደንብ	properly
bēdenb newa	በደንብ፡ ነዋ	certainly, of course, very much so
dənbeñña	ደንበኛ	proper, regular; customer
denez	ደነዝ	dull (edge)
dənKoro	ደንቆር	deaf, ignorant, stupid
dənnəsə - mēdēnnəs	ደነሰ - መደነሰ	to dance
dərəja	ደረጃ	level, rank, step, stage, stair
dərəjje - mēdərjet	ደረጃ - መደርጃት	to develop, to strive
dəret	ደረት	chest
dərrəKə - mēdrək	ደረቀ - መደረቀ	to dry

BASIC COURSE

derrese - medres	ድረሰ-መድረሰ	to reach, to arrive
derreseñ	ድረሰኛ	receipt
dæss malet	ድረሰ፡ ማከቻ	to be pleased, to be happy
dæsset	ድሶቻ	island
dæssita	ድከታ	pleasure
dæssiteñña	ድከታኛ	pleasant, happy, gay
dæwel	ድወክ	bell
dæwwele - medæwwel	ድወክ-መድወክ	to dial, to ring
diploamatik	ድፕሎማቲክ	diplomate, diplomatic
direkter	ድሬክተር	director
dibulbul	ድጉክጉክ	round
dida	ድዳ	dumb, stutterer
difret	ድፍረቻ	courage, insolence
diggis	ድግስ	banquet
dihoc	ድዞቻ	the poor (pl. of /deha/)
dikam	ድካም	tiredness, fatigue
dil madreg	ድክ፡ ማድረግ	to win, to be victorious
dil mehon	ድክ፡ መሆን	to be defeated
dil mensat	ድክ፡ መንገድ	to defeat, to conquer
dildiyy	ድክድቆ	bridge
dimmet	ድመቻ	cat
dimmir	ድምር	sum, total
dimS	ድምፅ	voice, sound
dinber	ድንበር	border, frontier
dingay	ድንጋሪ	stone, rock
dingil	ድንግስ	vergin
dinguT	ድንጉጥ	nervous
dinK	ድንቅ	splendid, wonderful
diniggaTe	ድንገጤ	fright, shock, fear
dinkwan	ድንጂን	tent
dinnic	ድንቻ	potato
dires	ድረሰ	up to, until

AMHARIC

dirša	ድርሻ	share
dirijjit	ድርጅት	organization
yetebabberut mengistat dirijjit	የተገበገቡት፡ መንግሥታት፡ ድርጅት	U.N.O.
diro/duro	ድር/ድሮ	ancient, former
dirset	ድርሰት	narrative, story
dist	ድሰት	saucepan
doro	ድሮ	chicken
dubba	ድባ	pumpkin
duldum	ድስድም	dull (point)
duKet	ድቋት	flour
dulla	ድካ	stick, club
dur	ድር	forest
yedur awre	የድር፡ ክውሌ	wild animal
duro/diro	ድሮ/ድር	ancient, former
<u>e</u>		
ekonomi / ikonomi	ኬኮኖሚ / ኬኮኖሚ	economy
elektrik / lektrik	ኬኬንትሪክ / ኬትሪክ	electric
eli	ኬኪ	turtle
embassi	ኬምባሲ	embassy
ertra	ኬሪትራ	Eritrea
<u>e</u>		
ere	ክረ!	oh!
<u>f</u>		
fanos	ፋኖስ	lantern
fanta / fenta	ፋንታ / ፊንታ	instead of; turn, portion
fasika	ፋሲካ	Easter
feCCe - mefCet	ፊሮ - መፍሮት	to grind
fegegg malet	ፊገግ፡ መገከት	to smile
fegegta	ፊገገታ	smile
fejje - mefjet	ፊጅ - መፍጅት	to consume, to destroy, to burn, to use up (time, etc.)
feKad / fiKad	ፊቃስ / ፋቃስ	permission; desire

BASIC COURSE

fəKadeñña	ፈቃደኛ	willing
fəKKede - məfKed	ፈቃድ - መፍቀድ	to be willing, to allow
fəlallegə - məfələleg	ፈለገ መፈለግ	to look for (here and there)
fəleg	ፈለግ	trace
fəlessefə - məfəlsəf	ፈክሰፊ - መፈክሰፍ	to invent
fella - məflat	ፈካ - መፍካት	to boil, to ferment
fəlləgə - məfəlləg	ፈካገ - መፈካግ	to want, to look for
fənedda - məfəndat	ፈነዳ - መፈነዳት	to burst, to blow up
fərənsawi	ፈረንሳዊ	Frenchman
fərənsay	ፈረንሳይ	French
yefərənsay agər	የፈረንሳይ፡ ጎረቤት	France
fərənsayñña	ፈረንሳይኛ	French (language)
fəres	ፈረሰ	horse
fəreseñña	ፈረሰኛ	horseman, cavalry
fəres gilbiya	ፈረሰ፡ ግሳሲያ	horseback riding
fəri	ፈሪ	coward
ferra - məfrat	ፈራ - መፍራት	to be afraid
fərrede - məfred	ፈረዱ - መፍረዱ	to judge
fərreme - məferrem	ፈረመ - መፈረም	to sign
fərrese - məfres	ፈረሰ - መፍረሰ	to be demolished
fəssese - məfsəs	ፈሰሰ - መፍሰሰ	to flow, to spill
fəSSeme - məfəSSəm	ፈሰመ - መፈሰም	to accomplish, to complete
fətəna	ፈተና	test, examination
fəttə - məftat	ፈተ - መፍተት	to untie, to release, to divorce
fəttene - məfetten	ፈተኑ - መፈተን	to test, to try, to examine
fəttəšə - məfettesš	ፈተሽ - መፈተሽ	to search
fəTənn malet	ፈጠን፡ ጣካት	to hurry, to be quick
fəTənn bilo	ፈጠን፡ ብኩ	fast, quickly
fəTTaninnet	ፈጣንነት	haste, hurry
fəTTene - məfTən	ፈጠኑ - መፍጠን	to hurry, to be quick
fəTTere - məfTer	ፈጠረ - መፍጠር	to create
fəwwəse - məfəwwəs	ፈወሰ - መፈወሰ	to cure, to heal

AMHARIC

fidəl	ፊደል	letter, alphabet
filsifinna	ፍልስፍና	philosophy
firma	ፊርማ	signature
fit	ፊት	face, front, ahead, earlier
bəfit	በፊት	before
wədəfit	ወዲ፡ፊት	in the future
fitlefit	ፊት ከፊት	in front of
ficc	ፍቺ	meaning, interpretation
fıKad / feKad	ፍቃድ / ፈቃድ	permission, desire
fıKır	ፍቅር	love, affection
fillagot	ፍገጎት	desire
fırd	ፍርድ	justice, judgement, trial
yefırd minister	የፍርድ፡ ወይንጎሪ	Ministry of Justice
fırbet	ፍርድ፡ ቤት	Court of Justice
fire / fre	ፍሬ	fruit
fırhat	ፍርሃት	fear, terror
fırraş	ፍራሽ	ruin
fıSSame	ፍላጫ	completion, end
fıTret	ፍጥረት	creation, nature
flyyel	ፍላላ	goat
fok	ፎቅ	storey, floor
form	ፎርም	form
foté	ፎቲ	easy chair
foTa	ፎጣ	towel
fracre	ፍሬ	various sorts of fruit
fras	ፍራሽ	matress
fwafwate	ፊፊቲ	waterfall
<u>g</u>		
ga	ገ	to, from, with, at
gabaž	ገገዥ	host
gabbeze - megabez	ገበዘ - ወገንገዘ	to invite
gabicca	ገብቻ	marriage

BASIC COURSE

galləbə - mēgaleb	ገለገለ - መገለገለ	to gallop, to ride a horse
gar / gara	ገር / ገራ	with
gara	ገራ	mountain
garaž	ገራጅ	auto repair shop
gari	ገራ	cart
gašša	ገሻ	shield
gazeTa	ገዜጣ	newspaper
gazeTeñña	ገዜጠኛ	reporter
geta	ገታ	master, owner, sir; rich
geT	ገጥ	decoration, ornament
gebba - mēgbat	ገገ - መገገት	to enter, to arrive
gebere	ገበሬ	farmer
gebeta	ገበታ	table
gebeya	ገበያ	market
gebs	ገብሳ	barley
gedam	ገዳም	monastery
geday	ገዳይ	killer
nəfsə geday	ነፍሱ ገዳይ	murderer
geddam	ገዳም	lucky
geddele - mēgdəl	ገዳህ - መገዳህ	to kill
gedəl	ገዳህ	cliff
gedema	ገዳማ	approximately, about, vicinity
geffa - mēgfət	ገፉ - መገፉት	to push
geffefe - mēgfef	ገፈፈ - መገፈፈ	to skin (an animal); to strip (by force)
gehannəm	ገሃጎም	hell

AMHARIC

gela	ገኅ	body
gələba	ገሰገ	straw; light (adj.)
gələbbəTə - mēgəlbəT	ገሰጠ - መገሰጠጥ	to copy; to upset, to pour in
gelleSə - mēgləS (or: gelleTə - mēgləT)	ገሰረ - መግሰረ	to explain, to disclose
gemed	ገመድ	rope, string
gemma - mēgmat	ገማ - መግማጥ	to stink
gemmete - mēgəmmet	ገመተ - መገመተጥ	to estimate, to guess
gemugofa	ገሙ ገዕፋ	Gomo Gofa (province)
gena	ገና	yet, still
genbi	ገንቢ	mason
genəbba - mēgənbət	ገነገ - መገነገጥ	to build
genna	ገና	field-hockey; Christmas
genzəb	ገንዘብ	money
yəgenzəb minister	የገንዘብ: መኒስቴር	Ministry of Finance
gered	ገረድ	maid
gerrefə - mēgrəf	ገረፈ - መግረፍ	to whip
gerreme - mēgrəm	ገረመ - መግረም	to astonish
geSS	ገፍ	page, face
geTər	ገጠር	uncultivated, underdeveloped
geTTəmə - mēgTəm	ገጠመ - መግጠም	to encounter, to come accross, to face, to join, to compose
Torinnet mēgTəm	ጠርጎት: መግጠም	to fight
gezza - mēgzat	ገዛ - መግዛጥ	to buy, to rule
geži / gež	ገዢ / ገዥ	head, chief
gize	ጊዜ	time
beyyegizew	በየጊዜው	often, everytime
gibbi	ገበ	palace, compound
yegibbi minister	የገበ: መኒስቴር	Ministry of the Imperial Court
gibr	ገብር	tax, banquet
gibrinna	ገብርና	agriculture, farming
gibS	ገብፅ	Egypt
gibža	ገብገፍ	party, reception, invitation

BASIC COURSE

gidd	ገድ	necessary
giddelleṃ	ገድ፡ ለከም	never mind
giddeta	ገድታ	obligation
giddib	ገድብ	dam
gidgidda	ገድገዳ	wall
gilibbaC	ገህገጭ	copy
gils	ገህድ	clear, open
begils	በገህድ	clearly
gils məkina	ገህድ፡ መገና	convertible
gimel	ገመል	camel
gimjabet	ገምጃ፡ ቤት	treasury, treasurer; storage
gimmaš	ገማሽ	half
gimmit	ገምት	estimate
gin	ገን	but
ginbar	ገንገሮ	forehead
ginbot	ገንቦት	September
gind	ገንድ	timber, beam, trunk (of a tree)
ginnifñunnet	ገንገሽት	connection, communication, relationship
girge	ገርጌ	bottom, lower part
girik	ገሪክ	Greek
girmawi	ገርማዊ	Majesty (adj.)
girmawinnet	ገርማዊነት	Majesty (n.)
gizat	ገዛት	territory, area
gižži	ገገዢ	purchase
gobeññe - meḡobñet	ገብኛ - መገብኛት	to visit
godana	ገዳና	street avenue
godda - meḡudat	ገዳ - መገዳት	to damage, to harm, to hurt
gojjam	ገዳም	Gojjam (province)
gojjo	ገዳ	hut
gomma	ገመገ	tire
gommen	ገመን	cabbage
gon	ገን	side

AMHARIC

gonlegon	ገገገገገ	side by side
gorade	ገገገ	sword
gorebet	ገገገገ	neighbor
goremsa	ገገገገገ	young man, youth
gorf	ገገገ	flood
gottete - megottet	ገገገ - ገገገገገ	to drag, to pull
gra	ገገ	left
graCCa	ገገገገ	grey
grañ	ገገገ	left handed
grum	ገገገገ	excellent, magnificent
guba 'e	ገገገገ	assembly, conference
gubbo	ገገ	bribe
gubiññit	ገገገገገ	visit
gudat	ገገገ	harm, damage, loss
gudday	ገገገገ	business, affairs; minus
gudgwad	ገገገገገ	pit, well
gugs	ገገገ	an Ethiopian tournament game
gulbet	ገገገገገ	knee; strength
gulmasa	ገገገገገገ	youth
gulo	ገገገ	castor oil seed
gum	ገገገ	fog
gumarre	ገገገገገ	hippopotamus
gumruk	ገገገገገገ	custom house
gunC	ገገገገገ	cheek
gunfan	ገገገገገ	cold (ailment)
gurorro	ገገገገ	throat
gurša	ገገገገ	tip, mouthful
guzo	ገገገ	trip
gwaddeñña	ገገገገገ	friend, colleague
gwaro	ገገገ	yard

BASIC COURSE

<u>h</u>		
habt	ሃብት	wealth
habtam	ሃብተኛ	rich
habtamīnnet	ሃብተኛዎች	richness
hadid	ሐዲድ	railroad
hakim	ሐኪም	doctor (MD)
hakimbet / hospital	ሐኪም፡-ቤት / ሆስፒታል	hospital
haKK	ሐቅ	truth
halafinnet	ሃካፊነት	responsibility
hamle	ሐምሌ	November
hamus / amus	ሐሙስ / ነሐስ	Thursday
harər	ሐረር	Harar (city)
harərge	ሐረርጌ	Hararge (province)
harr	ሐር	silk
hassab / assab	ሃሳብ / ነገሳ	thought, idea
hasset	ሃሰት	false; lie
hateta	ሃተታ	detailed account
haTiyat	ኃጢአት	sin
haya	ሀያ	twenty
hayıK / hayK	ሐያቅ	lake
hayl / hayıl	ኃይል	strength, power
hayleñña	ኃይልኛ	powerful
hayleññannet	ኃይልኛነት	powerfulness
hayle sillase	ኃይሉ ሥላሴ	Haile Silassı
haymanot	ሃይማኖት	religion
hazən	ሐዘን	sorrow, distress, mourning
hede-məhed	ሄድ-መሄድ	to go
hibret	ከብረት	collective, unity
hıdar	ሀዳር	March
hıgg	ሐግ	law, bill, regulations
hıgg askəbbari	ሐግ፡ ከሰጠገሌ	public prosecutor
hıgg awwəTaT	ሐግ፡ ከወጣጥ	law making
hıgge mēngıst	ሐገ፡ መንግሥት	constitution

AMHARIC

higgigat	ከገገት	laws
hikkimanna	ከክምና	medicine (science)
hilm	ከኮም	dream
himemteñña	ከመምተኛ	patient (n.)
hind	ከክፍ	India
hinSa	ከንፃ	building, structure
hiSan	ከፃፓ	baby
hiywet	ከይወት	life
hizb	ከዝብ	people
yehizb Tena TibbeKa minister	የከዝብ ጤና ፖለቲካ ሚኒስትር	Ministry of Public Health
hod	ሆድ	belly, stomach
hodam	ሆዳም	gourmand
hone-mehon	ሆነ-መሆን	to become
honom	ሆኖም	however
hospital / hakimbet	ሆስፒታል / ከክምና ስጦት	hospital
hotel / hotelbet	ሆትል / ሆቲል ስጦት	hotel
hulett	ሁከት	two
hulgize	ሁከጊዜ	always
hullu	ሁኩ	all
lehullum	ከሁኩም	in general, anyway, at any rate
hullum neger	ሁኩም ፡ ነገር	everything
lehullum neger	ከሁኩም ፡ ነገር	anyhow, anyway
huneta / hunate	ሁኔታ / ሁኖታ	situation, conditions
hwala	ኋካ	behind
behwala	በኋካ	after
<u>i</u>		
ikonomi / ekonomi	ኢኮኖሚ / ኢኮኖሚ	economy
illubabor	ኢሉባቦር	Ilubabor (province)
industri	ኢንዱስትሪ	industry
ityoPiya	ኢትዮጵያ	Ethiopia
ityoPiyawi	ኢትዮጵያዊ	Ethiopian

BASIC COURSE

<u>1</u>		
1bab	ከግብ	snake
1bakkiwo	ከግብዎ	please
1bd	ከብድ	idiot, mad, insane
1blet	ከብከት	lie
1brayist	ከብሔራዊነት	Hebrew
1da	ዕዳ	debt
1ddil	ዕድል	chance, luck, opportunity
1dget	ዕድገት	growth
1dif	ከድፍ	dirt
1dme	ዕድሜ	age
1fret	ክረፍት	shame, embarrassment
1gele	ከገሌ	so-and-so
1gir / igr	ከግር	foot
1gre mengedu	ከግር: መጓጉድ	on his way to
1greñña	ከግረፍ	pedestrian, infantry
1gziyabher / igrzer	ከግዚከብሔር / ከግዜር	God
1h1l	ክህል	grain, seed
1hit / it	ክህት / ክት	sister
1hud	ክሁዳ	Sunday
1jj	ክጅ	hand
1jj mensat	ክጅ: መጓጎት	to pay respect, to bow
1jj mestet	ክጅ: መሰጠት	to surrender
1jjeta	ክጅታ	handle
1jjig	ክጅግ	very much, too much
1jjige	ክጅጌ	sleeve
1kkul	ክኩል	half; equal
1kkule lelit	ክኩሉ ከኪት	midnight
1Ka	ዕቃ	thing
1Kabet	ዕቃ: ቤት	storage room
1let	ክከት	day
keletat and Ken	ከከታት: ከጓድ: ቀን	once upon a time

AMHARIC

1lf	ከሰፍ	thousands; innumerable
1mbi malet	ከምቢ፡ ማከት	to refuse (to say 'no!')
1mbita	ከምቢታ	refusal
1mbwa malet	ከምቢ፡ ማከት	to bellow
1mmete	ከማቲ	madam
1mmebet	ከመቤት	lady
1nCet	ከንጤት	wood
1mmet	ከመት	yes ma 'm; ma 'm?
1mnet	ከምነት	belief, trust, faith,
1nde ↑	ከንዴ!	confidence
1ndet	ከንዴት	ah!
1ndeta	ከንዴታ!	how
1nde	ከንዴ	certainly, indeed
1ndegna	ከንዴገፍ	like, as
1ndemin	ከንዴገፍ	again
1ndezzihum	ከንዴገፍገፍ	how
1ndihum	ከንዴሁም	thus, and, so, moreover
1ndiyaw	ከንዴሁም	thus
1ndiyawim	ከንዴሁምም	gratis, free of charge
1ne	ከኔ	as a matter of fact
1ngida	ከንግዳ	I
1ngida teKebbay	ከንግዳ፡ ተቀገይ	newcomer, guest
1ngidiyamma	ከንግዲያማ	hotel receptionist
1ngidiyass	ከንግዲያሽ	well then
1ngliz	ከንግዲዝ	then
1nglizawi	ከንግዲዛዊ	English
1nglizizñña	ከንግዲዝን	Englishman
yengliz ager	የከንግዲዝ፡ ክገር	English (language)
1nguday	ከንጉዳይ	England
1njera	ከንጅሬ	mushroom
1nji	ከንጅ	bread
1njorre	ከንጅሬ	though, just, except for
		raspberries

BASIC COURSE

inkwan	ከንጊን	bravo; even
inKilf	ከንቅብፍ	sleep
inKulal	ከንቁካላ	egg
inna	ከና	and
innante	ከናጻተ	you (pl.)
innat	ከናት	mother
innatinnat	ከናትናት	motherhood
inneman	ከነጣን	who, which (pl.)
inneñña	ከነኛ	those (pol.)
inneññih	ከነኚህ	these (pol.)
innessu	ከነሱ	they
innezzih	ከነዚህ	these
innezziya	ከነዚያ	those
inniya	ከኒያ	that (pol.)
insira	ከንሰራ	pot, jar
insisa	ከንሰህ	animal
yebet insisa	የቤት ከንሰህ	domestic animal
inñña	ከኛ	we
inññih	ከኚህ	this (pol.)
irdata	ከርዳተ	help
irg1T	ከርግጥ	true, correct
irg1Teñña	ከርግጠኛ	exact, sure
irguz	ከርጉዝ	pregnant
irkab	ከርግብ	stirrup
irK	ከርቅ	peace
irmljja	ከርግዳጃ	progress, step
irreñña	ከረኛ	shepherd
irsaccew	ከርህቸው	he, she (pol.)
irsas	ከርሰሰ	pencil
irsbers	ከርሰሰርሰ	each other
irs1wo / iss1wo	ከርሰዎ / ከሰዎ	you (pol.)
irsu / issu	ከርሱ / ከሱ	he

irswa / isswa	ከረሷ / ከሷ	she
irša	ከረሻ	agriculture
yerša minister	የረሻ: መኒስትር	Ministry of Agriculture
yerša sira	የረሻ: ሥራ	farming
irTib	ከርጥብ	mist, humid, wet
irzimet / irizmet	ከርዝመት	length
isat	ክሳት	fire
isirbet	ክሰር: ቤት	prison
iske	ክስካ	until, up to
iskolaršip	ክስካሪካርሻጥ	scholarship
islam	ክስካም	Islam, Moslem
isreñña	ክስረኛ	prisoner
isti	ክስቲ	how about, go ahead!
išši	ክሻ	all right
išKdimdim	ክሻቅዳምዳም	race (contest in running)
itege	ክቲጌ	Emperess
iTa	ክጣ	chance, luck, lot
iTf	ሶጣ	double
iwinet	ክውነት	truth
bewinetu	በውነት	truly, naturally, really
iwKet	ሶውቀት	knowledge
belimid yetegeññe iwKet	በከምዳ: የተገኘ: ሶውቀት	experience
iwwir	ሶውር	blind
iyvandandu	ክየገላገላ	each one, every one
izzih	ክዚህ	here
izziya	ክዚያ	there
<u>J</u>		
Janhoy	ጃገሀይ	His Imperial Majesty
jebena	ጃባግ	coffee pot, kettle
jegna	ጃግግ	brave, hero
jegninet	ጃግገገ	bravery, heroism

BASIC COURSE

jəɫba	ጆሐገ	boat
jənber	ጆንበር	sun
jəmmərə-məjəmmer	ጆመረ-መጆመር	to begin
jərba / žərba	ጆርገ / ጆርገ	back
jərmən	ጆርመን	German
jərmənɪñña	ጆርመንኛ	German (language)
jərmən əgər /yəjerman əgər	ጆርመን፡-ክገር / የጆርመን፡-ክገር	Germany
jɪb / žɪb	ጆብ / ጆብ	hyena
jɪmla	ጆምላ	total, wholesale
jɪrat	ጆረጉ	tail
jografi	ጆግራፊ	geography
jonɪyya	ጆንያ	sack
joro	ጆሮ	ear
<u>k</u>		
kaɓba	ካገ	cloak
kaɓe - mekaɓ	ካዩ - መካዩ	to deny
kaɦɪn	ካህን	priest, clergyman
kaɫuss	ካሉስ	as a matter of fact
kaɾot	ካሮት	carrot
kaɾta	ካርታ	map
kaɾolɪk	ካቶሊክ	Catholic
kaɓbaɗ	ካገዳ	heavy
kaɓbaɗe - mekaɓɗe	ካገዳ - መካገዳ	to be heavy
kaɓbere - mekaɓber	ካበረ - መካበር	to be rich
kaɓero	ካበሮ	drum
kaɓt	ካጎት	cattle
kaɓt rɪbbi	ካጎት፡ ክርቢ	animal husbandry
kaɓɗa - mekaɓɗa	ካዳ - መካዳት	to betray, to desert
kaɓɗaɗeñña	ካዳጎኛ	traitor
kaɓɗene - mekaɓɗen	ካዳኅ - መካዳኅ	to cover
kaɓa	ካፋ	Kafa (province)
kaɓɓ maɓet	ካፋ - ማካት	to be important

AMHARIC

keffa - mekfāt	ክፋ - መክፋት	to become bad
keffele - mekfēl	ክፈከ - መክፈኮ	to divide, to pay
keffete - mekfēt	ክፈተ - መክፈት	to open
keffita	ክፍታ	height
keffiteñña	ክፍታኛ	high, elevated, prominent
keləkkəle - mekelkel	ክከከከ - መክከከኮ	to forbid, to prohibit, to prevent
kemmere - mekemmer	ክመረ - መክመር	to pile up
kenfer	ክንፈር	lip
kenne	ክን	with, including
kentu	ክንቱ	vain
kereTit	ክረጢት	bag, sack
kermo	ክርም	next year
kerreme - mekrem	ክረመ - መክረም	to speed the winter; to spend several days
kesaš	ክሳሽ	plaintif
kesel	ክሳሌ	coal, charcoal
keſsa - meksat	ክሳ - መክሳት	to become thin, to lose weight
keſseſe - mekses	ክሳሳ - መክሳሳ	to accuse
ketema	ክተማ	town, city
kettete - mekTet	ክተተ - መክተት	to put inside, to keep, to save
ketto	ክቶ	never
kezzih	ክዚህ	from here
kezziya	ክዚያ	from there
kiray	ክራይ	rent
kis	ክሰ	pocket
kisara	ክሳራ	deficit
kibb	ክብ	round
kibdet	ክብደት	weight
kibəb	ክብብ	club, association
kibr	ክብር	honor
kibrit	ክብሪት	match
kibur (adj.)	ክብር	Excellency

BASIC COURSE

kiburinnēt (n.)	ክቡርነት	Excellency
kifat	ክፋት	wickedness, evil
kifil / kifl	ክፍል	room, class, portion, part, department
kift	ክፍት	open
kifu	ክፉ	mean, bad
kifunnet	ክፉነት	meanness
kilkil	ክከክል	prohibited
kimmir	ክምር	pile, heap
kind	ክንድ	arm
kiremt / kremt	ክረምት	winter
kirikkir	ክርክር	argument, dispute
kirn	ክርን	elbow
kirr	ክር	thread
kok	ክክ	peach
kokēb	ክክብ	star
kolej	ክኮጅ	college
komTaTa	ክምጣጣ	sour
komTaTe	ክምጣጤ	vinegar
kopi	ክፒ	copy
korēbta	ክረብታ	hill
koricca	ክርቻ	saddle
korra - mekurat	ክራ - መክራት	to be proud
kors	ክርስ	course
kot	ክት	coat
krabat	ክራባት	necktie
kristiyan	ክርስቲያን	Christian
kubbaniya	ክባንያ	company
kubbayya	ክባያ	cup
kuffiñ	ክፍኝ	smallpox
kurat	ክራት	pride, conceit
kure	ክራ	pond
kuru	ክሩ	proud
kwas	ክዓ	ball

K

Kal	ቀለ	word
Kal aKəbbay	ቀለ፡ ክቀገይ	reporter, informer
Kal meġbat	ቀለ፡ መግገኛ	to promise, to guarantee
Kes	ቄህ	priest
Kəbba - meKəbbat	ቀገ - መቀገኛ	to paint, to shine
Kəbbərə - meKber	ቀገረ - መቀገር	to bury
Kəbero	ቀገሮ	jackal
Kəbetta	ቀገቶ	belt
Kəbd	ቀገድ	downpayment
Kəbēle	ቀገኔ	borough, district
KəCCin	ቀጭን	light, thin, weak, slender
KəCCine	ቀጭኔ	giraffe
Kədada	ቀዳዳ	hole, slit
Kədamawi	ቀዳማዊ	the first
kədda - meKdat	ቀዳ - መቅዳን	to pour in, to copy
Kəddədə - meKded	ቀዳዳ - መቅዳድ	to tear
Kəddəmə - meKdəm	ቀዳመ - መቅዳመ	to surpass
Kəddəmtinnet	ቀዳመንንን	priority
Kədəmm bilo	ቀዳመ፡ ብኩ	early, ahead of time
Kədəmm malet	ቀዳመ፡ ማክኛ	to be early, to be ahead of time
Kədmə	ቀዳሞ	former, ancient, old, early
Kəga	ቀጋ	sweetbrier
KəKKələ - meKəKKəl	ቀቀለ - መቀቀለ	to cook
KəlaKKələ - meKəlaKəl	ቀጎቀለ - መቀጎቀለ	to mix

Keld	ቀከድ	joke
Kələbet	ቀክበኝ	ring
Kələm	ቀክፀ	color, ink, paint
Kəllal	ቀክላ	easy
beKəllalu	በቀክላ	easily
Kəlləb	ቀክላ	salary, provisions
Kəllədə - meKəlləd	ቀክደ - መቀክደ	to joke
KəlləTə - meKəlləT	ቀክጠ - መቀክጥ	to melt, to disappear
KəllTaffa	ቀክጣፋ	alert, active
Kəmbər	ቀጭበር	yoke
Kəmma - meKəmmat	ቀጭ - መቀጭኝ	to rub, to snatch
Kəmməsə - meKəmməs	ቀጭሰ - መቀጭሰ	to taste
Ken	ቀን	day
Kən meKuTeriya	ቀን፣ መቀጠሪያ	calendar
Kənen bemulu	ቀንን፣ በሙሉ	all day long
Kənd	ቀንደ	horn
Kənnā - meKənnat	ቀና - መቀናኝ	to straighten, to succeed; to be jealous
Kənnatəñña	ቀናተኛ	jealous
Kəññ	ቀኛ	right (side)
KəraC	ቀራጭ	tax collector
Kərəbb bilo	ቀረብ፣ ብኩ	near
KərəT	ቀረጥ	tax, fees
Kəri	ቀሪ	remainder
Kərre - meKəret	ቀረ - መቀረኝ	to remain, to be left over, to stay behind

Kerrebe - meKreb	ቀረብ - መቅረብ	to come near, to represent
Kess malet	ቀስ፡ ማከት	to be slow
Kess beKess	ቀስ፡ በቀስ	gradually, step by step
Keste dammena	ቀስተ፡ ዳመና	rainbow
Ketr	ቀትር	noon
Ketero	ቀጠሮ	appointment
KeTKaC	ቀጥቀጥ	blacksmith
KeTTa - meKTat	ቀጣ - መቅጣት	to punish
KeTTele - meKeTTel	ቀጠክ - መቀጠክ	to continue, to add, to connect
KeTTere - meKTer	ቀጠረ - መቅጠር	to hire, to reach an appointment
KeTTilo	ቀጥኮ	next
KeTTlta	ቀጥታ	straight
Keyy	ቀይ	red
Keyydama	ቀይ፡ ዳማ	brown
Keyyere - meKeyyer	ቀየረ - መቀየር	to change
Keyyinnet	ቀይነት	readness
KezəKKəzə - meKəzKəz	ቀዘቀዘ - መቀዝቀዝ	to be cold
KəzKazza	ቀዝቀዘ	cold
Kəzzəfə - meKzef	ቀዘፈ - መቅዘፍ	to row
Kil	ቂክ	fool, stupid
Kim	ቂግዐ	grudge
KiTTiñ	ቂጥጥ	sypilis
Kibe	ቅቤ	butter
Kidame	ቅዳሜ	Saturday
Kiddus	ቅዱስ	holy, saint
Kimal	ቅማክ	louse
Kin	ቅን	kind, honest, just, straightforward
Kinat	ቅናት	envy
Kininnet	ቅንነት	sincerity
Kinnaš	ቅናሽ	discount
Kinnaš madreg	ቅናሽ፡ ማድረግ	to give a discount

BASIC COURSE

Kiññ	ቅኝ	colonial
Kiññ ager	ቅኝ፡ ክገር	colony
Kırb	ቅርብ	near
KırınCaf / KrinCaf	ቅርንጫፍ	branch
KırS	ቅርፍ	form, shape
KıTat	ቅጣት	punishment, fine
Kitel	ቅጠክ	leaf
Koda	ቅዳ	hide, skin
Koffere - meKoffer	ቅፈረ - መቅፈር	to dig
Kolla	ቅካ	low land
Kollefe - meKollef	ቅከፈ - መቅከፍ	to lock
Kollele - meKollel	ቅከክ - መቅከክ	to pile
Kome - meKom	ቅመ - መቅም	to stand
Konjo	ቅንጅ	pretty, nice
Konsil	ቅንጲክ	consul
Konsilinnet	ቅንጲክነት	consulate
KorKorro	ቅርቅር	tin, zinc, can
KorreTe - meKuret	ቅረጠ - መቅረጥ	to divide, to cut
Kossele - meKusel	ቅሰክ - መቅሰክ	to be wounded
Košasa	ቅሻሻ	dirt, dirty
Koššeše - meKoššes	ቅሻሻ - መቅሻሻ	to get dirty
KoTTebe - meKoTTeb	ቅጠብ - መቅጠብ	to save, to economize
KoTere - meKuTer	ቅጠረ - መቅጠረ	to count
Koyye - meKoyyet	ቅዖ - መቅዖት	to stay, to wait, to be delayed
KuCC malet	ቅጭ፡ ማከት	to sit down
Kulf	ቁከፍ	key, lock, button
KulKulet	ቁከቁከት	slope, downhill
Kum neger	ቁም፡ ነገር	importance, serious thing
Kumnegereñña	ቁም፡ ነገረኛ	important, serious
Kum saTin	ቁም፡ ጎጥን	cupboard
Kumet	ቁመት	height, length
KumTinna	ቁምጥንጥ	leprosy

KuniCCa	ቁንጫ	flea
Kura	ቁራ	crow
Kurbet	ቁርብቶ	hide
KurraC	ቁራጭ	piece
Kurs	ቁርብ	breakfast
KurTmat	ቁርጥጣቶ	rheumatism
Kusil	ቁብክ	wound
KuTir	ቁጥር	number, mathematics
KuTKwəTto	ቁጥረጦ	shrub, bush
KuTTa	ቁጣ	anger
KwanKwa	ቋንቋ	language
KwaTiñ	ቋጥኝ	rock
<u>l</u>		
lab	ካብ	sweat, perspiration, effort, endeavor
laba	ካባ	feather
lake - melak	ካባ - መካባ	to send
lake - melaK	ካቀ - መካቅ	to surpass, to excel
lam	ካፀ	cow
lase - melas	ካሐ - መካሐ	to lick
lastik	ካስቲክ	rubber
leba	ኬባ	thief
lela	ኬካ	other
lelit / let	ኬኪት/ኬት	night
letir	ኬትር	litre
lebbese - mebbes	ክበሐ - መክበሐ	to wear, to dress, to put on
leffa - melfat	ክፋ - መክፋት	to strive, to work hard
lefellefe - meleflief	ክፈክፈ - መክፍክፍ	to chatter
leggese - melegges	ክገሐ - መክገሐ	to be generous
lekka - melekkat	ክካ - መክካት	to measure
leKaKKeme - meleKaKem	ክቃቃመ - መክቃቃፀ	to pick here and there, to graze
leKKeKe - melKeK	ክቀቀ - መክቀቅ	to set free, to release

BASIC COURSE

leKKeme - melKem	ከቀመ - መከቀም	to pick up
lem	ከም	fertile
lemehonu	ከመሆኑ	by the way
lamin	ከምን	why, what for
lemlem	ከምከም	fresh
lemmada	ከማዳ	tamed
lemmañ	ከማኝ	beggar
lemmede - melmed	ከመዳ - መከመዳ	to get used to, to learn
lemmene - melennen	ከመኑ - መከመኑ	to beg, to ask for a favor
leslassa	ከሰከሰ - መከሰከሰ	smooth, soft
lewweTe - melewweT	ከወጠ - መከወጥ	to change
lewıT	ከወጥ	change, barter
leyayye - meleyayyet	ከሥራ - መከሥራት	to sort out
leyye - meleyyet	ከራ - መከራት	to separate
lezza	ከሃ	charm
liK	ኪቅ	scholar
liKe menber	ኪቅ፡ መገበር	chairman
listro	ኪሰትሮ	shoeshine boy
li 'ilt	ክዕክት	princess
li 'ul	ክዑክ	prince
libb	ክሳ	heart
libb madreg	ክሳ፡ ማደረግ	to notice
libbam	ክገም	capable
libbe Kın	ክሳ፡ ቅን	kind hearted
libs	ክሳሰ	clothes
lidat	ክዳት	birth, birthday, Christmas
lij	ክጅ	child
lijagered	ክጅገረዳ	girl, daughter
lijinnet	ክጅጎት	childhood
likk	ክክ	correct
limad / lımd	ከማዳ / ከምዳ	custom, habit, practice
limat	ከማት	development
limimmid	ከምምዳ	practice, exercise

AMHARIC

liyyu	ኮቶ	different, special
liyyu liyyu	ኮቶ፡ ኮቶ	various
liyyunnet	ኮቶነት	difference
lole	ኮሎ	servant
lomi	ኮሚ	lemon
<u>m</u>		
ma 'zen	መዓዘን	corner
mabettēriya	ማበጠጫ	comb
maderiya	ማዳሪያ	place to spend the night; occupation, profession
mado	ማዶ	across
madreša	ማዳሪሻ	something to carry things with
magist	ማግስት	next day
mahiber	ማኅበር	society, association
makseñño	ማኅሐድ	Tuesday
maKomiya	ማቅሚያ	station, stop
yemekina maKomiya	የመኪና ማቅሚያ	garage
maKrebiya	ማቅረቢያ	something to offer things with
male - memal	ማክ - መማክ	to swear
maleda	ማክዳ	early morning
malefiya	ማክፊያ	nice, fine; tunnel, passage
malet	ማክት	that's to say
mamelkeca	ማመክኑቻ	application
mammelaleša	ማመካከሻ	transportation
yemammelalešanna	የማመካከሻና የመገናኛ	Ministry of Transportation
yemeggenañña minister	ሚኒስትር	and Communication
man	ማን	who
man libel	ማን፡ ክብክ	who is it! What's your name?
mankiya	ማንኒያ	spoon
mannim	ማንም	nobody, no one, any one
mannaccewim / manniññawim	ማንኛውም / ማንኛውም	each, any, everyone

BASIC COURSE

mar	ማር	honey
mare - memar	ማረ - መማር	to have mercy, to forgive, to pardon
marefiyabet	ማረፊያ፡ ቤት	living room
marreke - memarek	ማረገገ - መማረገገ	to capture
masallefiya	ማሰከፊያ	passage
masero	ማሰር	pot
mastawəša	ማስተወኛ	souvenir
mata	ማተ	evening
maTTariya	ማጣሪያ	filter
mazoriya	ማዘሪያ	operator
meda	ሜዳ	field
məbrat	መብራት	lamp
məbrək	መብረቅ	lightning
məbt	መብት	right (n)
mec / məce	መቸ/መቻ	when
məCCawəca	መጫወቻ	toy, game, play
məCCawəca meda	መጫወቻ፡ ሜዳ	playground
məCerreša	መጨረሻ	end, last
medab	መዳብ	copper
mədəbbır	መዳብር	store, shop
medederiya	መዳርዳሪያ	shelf
medhanit	መዳኃኒት	drug, medicine
medoša	መዳኛ	hammer
megaz	መገዝ	saw
megazen	መገዝን	warehouse
məgbiya	መገቢያ	entrance
məgleCa	መግከጫ	explanation
məggabit	መገቢት	July
məggareja	መገረጃ	curtain
məggebe - məmēggeb	መገገ - መመገገ	to feed
məggenafña	መገናኛ	communication
məhal	መከላ	center, middle

mehandis	መሐንዲስ	engineer
mehandisinnēt	መሐንዲስነት	engineering
meharreb	መሐረብ	handkerchief
məjəmmeriya	መጀመሪያ	beginning, first
məkakkəl	መካከል	between, among
məkakkeleñña	መካከላዊ	medium, average
məkdeñña	መክላፍ	lid
məkera	መክራ	trouble, calamity, misfortune
məkfəca	መክፊቻ	opener, key
məkina	መኪና	automobile
məkina səfi	መኪና ሰፊ	tailor
məkina səfibt	መኪና ሰፊ ለት	tailor's shop
məkkəlakeya	መክካክያ	defense
yeməkkəlakeya minister	የመክካክያ ሚኒስቴር	Ministry of Defense
məkkərə - məmker	መክረ - መምክር	to advise
məkkete - məmekket	መክተ - መመክት	to protect, to defend, to guard
məkkonin	መክጐን	officer
məkwaniṅt	መጋንንት	dignitary, gentlemen
məKabir	መቃብር	grave, graveyard
məKKəCa	መቀጫ	penalty, fine
məKKəmeCa	መቀመጫ	seat
məKəs	መቀሰ	scissors
məKomiya	መቆሚያ	stop, station
awtobus məKomiya	የሠቆሚያ መቆሚያ	bus stop
məlakt / məlikt	መከክት / መከክት	message
məlakteñña / məlikteñña	መከክተኛ / መከክተኛ	representative
məlaTa	መከጣ	bald
mələkkiya	መከገያ	shot-glass
məlikteñña / məlakteñña	መከክተኛ / መከክተኛ	representative
məlk	መክክ	color, looks, appearance
məlk Tifu	መክክ ጥፋ	ugly
məlkam	መክክም	fine, good, well

BASIC COURSE

melkeKenna	መከን፡ቀና	beautiful
mella	መካ	entire
bemella	በመካ	entirely
mellese - memelles	መከሰ - መመከሰ	to return, to take back, to refund; to answer
mels	መከሰ	answer
mēmhir	መምህር	teacher
mēmriya	መምሪያ	guidance
yehigg mēmriya	የሕግ፡ መምሪያ	House of Representatives
mēnder	መንደር	village
mēnderin	መንደሪያ	tangerine
mēneCCe - mēmēnCet	መነጭ - መመነጭት	to emerge, to originate, to spring
mēnekuse / melekuse	መነኩሴ / መከነኩሴ	monk
mēneSSir	መነድር	eyeglasses
mēnezazzere - mēmēnezazər	መነዛዚ - መመነዛዚ	to change money into bills of various denominations
mēnezzere - mēmēnzer	መነዘረ - መመነዘር	to change money, to cash
mēnfes	መንፈስ	spirit
yegale mēnfes	የጋላ፡ መንፈስ	enthusiasm
mēnfesawi	መንፈሳዊ	spiritual, religious
mēnga	መንጋ	flock, herd
mēngaga	መንጋጋ	jaw
mēngəd	መንገድ	road, street
mēngədəñña	መንገዳኛ	traveler, passer by
mēngist	መንግሥት	government
mēnkorakur	መንኮራኩር	wheel, vehicle
mēnafēša	መናፊሻ	window, park
mēnoriya	መናሪያ	residence
mēnoriyabet	መናሪያ፡ ቤት	home
mēnta	መንታ	twin
mēññita	መንኛታ	sleep
mēññitabet	መንኛታ፡ ቤት	bedroom
mērara	መራራ	bitter

merarra - memerarat	መራራ - መመራራት	to lead one by one
meret	መሬት	earth, land
merēb	መረብ	net
merēmmere - memermer	መረመረ - መመርመር	to examine, to investigate
merfe	መርፌ	needle
meri	መሪ	leader, guide
meri tizaz	መሪ፡ ትዝዝ	instructions
merja	መርኛ	relief
merkeb	መርክብ	ship
merkēbēñña	መርክብኛ	sailor
merra - memrat	መራ - መምራት	to guide, to lead
merreKē - memerreK	መረቀ - መመረቀ	to bless
merrere - memrer	መረረ - መምረረ	to be bitter
merreTe - memreT	መረጠ - መምረጥ	to choose, to select, to prefer
merz	መርዝ	poison
mesafint	መሰፍንት	aristocrats
mesekkere - memesker	መሰክረ - መመሰክረ	to testify
meseret	መሠረት	foundation
meseret (be-....)	መሠረት (በ...)	according to
meseretawi	መሠረታዊ	basic
mesfin	መሰፍን	prince
mesgid	መሰጊድ	mosque
mesk	መሰክ	meadow
meskerem	መሰክረም	September
meskob / russiya	መሰክረብ/ሩሲያ	Russia
meskobiñña	መሰክረብኛ	Russian (language)
meskot	መሰክት	window
mesKēl	መሰቀል	cross
mesmer	መስመር	line
mesno	መሰኖ	irrigation, canal
mesriya	መሣሪያ	tool
mesriyabet	መሣሪያ ቤት	office, department

BASIC COURSE

məssariya	መሣሪያ	equipment, instrument
məssele - məmsel	መስከ - መምስከ	to seem, to think
məSihaf	መደሐፍ	book
məSihafbet / betəməSahift	መደሐፍ፡ ቤት / ቤተ-መደሐፍት	library
məSihaf(ə) Kiddus	መደሐፍ፡ ቅዱስ	Bible
məšše - məmšet	መሻ - መምሻት	to become evening
metekkeža	መተክኅ	something to keep one busy
meto	መቶ	hundred
bemeto / kəmeto	ገመቶ / ኅመቶ	percent
metta - məmtat	መታ - መምታት	to hit, to beat
mettasəbiya	መታሰቢያ	souvenir, gift, memorial
mettaTəbiyabet	መታጠቢያ፡ ቤት	washroom
mettawəKiya	መታወቂያ	identification
yəmettawəKiya wərəKet	የመታወቂያ፡ ወረቀት	identification card
mettelalefiya	መተካከሌያ	passage
məTəCCa	መጠጫ	cup
məTfo	መጥፎ	bad
məTen	መጠን	size, amount, quantity
bə-... məTen	በ-... መጠን	according to
məTənəñña	መጠነኛ	average
məTəTT	መጠጥ	drink
məTilleKleK	መጥከቅከቅ	flood
məTregiya	መጥረጊያ	broom
məTTa - məmTat	መጣ - መምጣት	to come
məTTəleya	መጠከያ	shelter
məwCa	መውጫ	exit
məwəsseñña	መወሰኛ	delimitation
yəhigg məwəsseña	የሕግ፡ መወሰኛ	Senate
məwəCo	መዋጮ	contribution
məzəggebe - məmezgeb	መዘገበ - መመዘን	to record, to register
məzgiya	መዝጊያ	door
məzzəne - məmezzən	መዘነ - መመዘን	to weigh
mido	ሚያ	comb

AMHARIC

miliyon	ሚሊዮን	million
minister	ሚኒስቴር	Ministry
ministr	ሚኒስትር	minister
mist	ሚስት	wife
missiyon	ሚሰዮን	mission
miyaw malet	ሚያው፡ ማከት	to mew
miyaziya	ሚያዝያ	August
mizan	ሚዛን	balance, scale
m1'raf	ግዕዕፊ	chapter
m1'rab / mirab	ግዕዕብ	west
miccu	ግዕፍ	comfortable, convenient, favorable
midijja	ግዕድኝ	fireplace, oven
midir	ግዕድር	earth, ground
midirbet	ግዕድር፡ ሴት	ground floor
midrə beda	ግዕድር፡ ብዳ	desert
migib / mign	ግግብ	food
migibbet	ግግብ፡ ሴት	dining room, restaurant
mihret	ግዕረት	pardon, mercy
amete mihret	ዓመተ፡ ግዕረት	A.D.
mikir	ግዕጥር	advice
mikirbet	ግዕጥር፡ ሴት	parliament
yeministroc mikirbet	የሚኒስቴሮች፡ ግዕጥር፡ ሴት	Council of Ministers
mikittil	ግዕጥት	deputy, assistant
mikittil ministr	ግዕጥት፡ ሚኒስትር	deputy minister
mikniyat	ግዕጥያት	reason
milaCC	ግዕጥጭ	razor
milas	ግዕጥ	tongue
milikkit	ግዕጥት	sign, mark
min / mindin	ግዕጥ / ግዕጥኛ	what
min yahil	ግዕጥ፡ ያህል	how much
minalbat	ግዕጥገት	perhaps, maybe
minC	ግዕጥጭ	source, stream, origin

BASIC COURSE

minilik	ምደ ከክ	Menelik
minimm	ምንም	nothing
minimm alil	ምንም፡ ክከክ	all right
minimm aydēl	ምንም፡ ክይይክ	not at all
minimm inkwan	ምንም፡ ክንኳን	although
minizzari	ምንዛሪ	small change
minTaf	ምንጣፍ	rug, carpet
miññot	ምኞት	desire, wish
mirat	ምሌት	daughter-in-law
mirCa	ምርጫ	vote, election, selection
mirmera	ምርመራ	research, investigation
mirriKat	ምርቃት	blessing, graduation
mirt	ምርት	harvest, yield
misa	ምሳ	lunch
misgana	ምስጋና	thanks
misikkir	ምስክር	witness
mismar	ምስማር	nail
misosso	ምሱሶ	pillar
misraK	ምሥራቅ	east
missale	ምሳሌ	example
lēmīssale	ከምሳሌ	for example
misTir	ምሥጢር	secret
miSiwat	ምድቀት	alms
miSiwwa	ምድቀ	Massawa (port of)
miššit	ምሽት	evening
mokkēre - memokkēre	ምክረ - መምክር	to try
moKē-memoK	ምቀ - መምቀ	to get warm
molla - memulat	ምካ - መሙካት	to fill
moññ	ምን	fool, stupid
mot	ምት	death
mote - memot	ምተ - መምት	to die
moter	ምተር	engine
mukkēra	ሙክራ	trial

AMHARIC

muK	ሙቅ	hot, warm
muKet	ሙቅት	warmth
mulu	ሙኩ	full, complete, entire
bemulu	በሙኩ	fully, completely, entirely
muširra	ሙሽራ	bride <u>or</u> bridegroom
mut	ሙት	surely
muz	ሙዝ	banana
muzika	ሙዚቃ	music

n

naKə menaK	ነቃ - መንቃት	to neglect, to despise
nass	ናሽ	brass, bronze
nebelbel	ነበበገገ	flame
nebiyy	ነቢይ	prophet
nebir	ነባር	leopard
neCC	ነጭ	white
neCC šinkurt	ነጭ፡ ሸንጎርት	garlic
nedda - mendat	ነዳ - መንዳት	to drive
neddede - mended	ነዳዳ - መንዳዳ	to burn
neddefe - mended	ነዳፈ - መንዳፈ	to sting
neffa - menfat	ነፋ - መንፋት	to inflate
nefs	ነፍስ	soul
nefse Tur	ነፍሱ፡ ጡር	pregnant
nefse geday	ነፍሱ፡ ገዳይ	murderer
negaggere - menegager	ነገረ - መንገር	to tell bit by bit
nege	ነገ	tomorrow
kenege wediya	ነገገ፡ ወዲያ	day after tomorrow
neged	ነገድ	tribe
neger	ነገር	thing, object
negergin	ንግግር	but
negga - mengat	ነገ - መንገት	to dawn
neggade	ነገዶ	merchant
neggede - menegged	ነገዳ - መንገዳ	to trade

BASIC COURSE

neggere - menger	ነገረ- መንገር	to tell
neggese - menges	ነገሠ- መንገሠ	to reign
negedgwad	ነገዳጌዳጌ	thunder
nehase	ነሐሴ	December
neji	ነጅ	driver
nekka - menkat	ነገ- መንገት	to touch
nekkese - menkes	ነገሰ- መንገሰ	to bite
neKa - menKat	ነቀ- መንቀት	to wake up (intr.)
neKenneKe - meneKneK	ነቀነቀ- መንቀነቀ	to shake
neKKefe - menKef	ነቀረ- መንቀሩ	to criticize
neSa	ነዳ	free
neSa mawTat	ነዳ= መውጣት	to free
neSannet	ነዳነት	freedom
neTela	ነጠካ	single
neTTeKe - menTeK	ነጠቀ- መንጠቅ	to snatch
newari	ነዋሪ	citizen
newir	ነውር	shame, disgrace
nibab	ንገባ	reading
nibret	ንገረት	property
nidad	ንዳዳ	fever, malaria
niddet	ንድት	anger
nifas	ንፋስ	wind
nifrig	ንፏግ	stingy, miser
nigd	ንግድ	commerce
yenigdinna yendustri minister	የንግድና፡ የኢንዱስትሪ፡ ሚኒስትር	Ministry of Commerce and Industry
nigiggr	ንግግር	speech, conversation
nigist	ንግሥት	queen
nigus	ንገሠ	king
niguse negest	ንገሠ፡ ነገሥት	emperor
niku	ንቁ	alert, active
nlsr	ንሰር	eagle
nlsuh	ንዱህ	clean

AMHARIC

nore - menor	ዓረ-መኖር	to exist, to live, to be
nug	ኑግ	black seed
nuro	ኑሮ	life
<u>o</u>		
ortodoks	ኦርቶዶክስ	Orthodox
<u>p</u>		
papaya	ፓፓያ	papaya
parlama	ፓርላማ	parliament
pastašutta	ፓስታ-ሹታ	macaroni
poletik	ፖሊቲካ	political science
poletika	ፖሊቲካ	politics, policy
polis	ፖሊስ	police, policeman
posta	ፓስታ	mail, envelope
postabet	ፓስታ-ቤት	post office
yeposta yetelegrafınna	የፓስታ-የተኪግራፍፍ	Ministry of Post Telegraph
yetelefon minister	የተኪፎን-ሚኒስቴር	and Telephone
prezidant	ፕሬዚዳንት	president
program	ፕሮግራም	program
protestant	ፕሮቴስታንት	Protestant
protokol	ፕሮቶኮል	Protocol
<u>P</u>		
Pagume	ዳጉሜ	thirteenth month (5 days) of the Ethiopian Calendar
<u>r</u>		
rab	ራብ	hunger
rabe - merab	ራብ-መራብ	to cause hunger
raKe - meraK	ራቅ-መራቅ	to be distant, to be far
raKK bilo	ራቅ-ብዙ	far
raKut	ራቂት	naked
rapor	ራፖርት	report
rarra - merarat	ራራ-መራራት	to pity

BASIC COURSE

ras	ሬሰ	head, chief, self
rase bera	ሬሰ፡ ቦሬ	bald
rasge	ሬሰጌ	upper part, at the head of
rasKil	ሬሰ፡ ቅስ	skull
rasun yocale	ሬሱን፡ የቻከ	independent, separate, self sufficient
rat	ሬቻ	dinner
resa	ሬሰ	corpse
rebu / rob	ሬቡ / ሮብ	Wednesday
reCCe - merCet	ሬጫ - መርጫቻ	to sprinkle
redda - merdat	ሬዳ - መርዳቻ	to help
reft	ሬፍቻ	rest
reged (b(e)-...)	ሬገድ (ቡ...)	in regard to
reggeme - mergem	ሬገመ - መርገም	to curse
reggeTe - mergeT	ሬገጠ - መርገጥ	to step on, to stamp, to kick
regreg	ሬገሬግ	march, swamp
rejJim	ሬጅም	tall, long
rekkese - merkes	ሬክሱ - መርክሱ	to be cheap
ressa - mersat	ሬሱ - መርሱቻ	to forget
retta - mertat	ሬታ - መርታቻ	to win a case (in court)
reTTebe - merTeb	ሬጠቡ - መርጠብ	to be wet, moist, humid
rezzeme - merzem	ሬዘመ - መርዘም	to be tall, to be long
riKet	ርቀቻ	distance
rikkaš	ርካሽ	cheap
rist	ርሱቻ	inherited land
rizmet	ርዝመቻ	length
roman	ሮማን	pomegranate
roTe - meroT	ሮጠ - መሮጥ	to run
rub	ሩብ	quarter
ruK	ሩቅ	far
russiya / meskob	ሩሲያ / መስኮብ	Russia
<u>s</u>		
sabe - mesab	ሳቡ - መሳብ	to drag
sahin	ሳህን	dish, plate

AMHARIC

saKe - mesak	ሰቀ - መሰቀ	to laugh
sal	ሰከ	cough
sale - mesal	ሰከ - መሰከ	to cough; to sharpen
samba	ሰምገ	lung
same - mesam	ሰመ - መሰመ	to kiss
samrint	ሰምንት	week
yallefew sammint	ያከፈው፡ ሰምንት	last week
yemmimeTaw sammint	የሚመጣው፡ ሰምንት	next week
yezare sammint	የዛሬ፡ ሰምንት	a week from today
samuna	ሰሙና	soap
sanKa	ሰንቃ	board, plank
santim	ሰንቲም	cent
sar	ሰር	grass
sate - mesat	ሰተ - መሰተ	to miss (to fail to hit)
saTin	ሰጥን	box
sayins	ሰይንስ	science
set	ሰት	female, woman
setiyyo	ሰትዮ	woman
seat	ሰዓት	hour, watch, clock
keseat behwala	ክሰዓት፡ በኋላ	afternoon
keseat befit	ክሰዓት፡ በፊት	forenoon
seba	ሰገ	seventy
sebatt	ሰገት	seven
sebbeke - mesbek	ሰበቀ - መሰበቀ	to preach
sebbere - mesber	ሰበረ - መሰበረ	to break
sebessebe - mesebsəb	ሰበሰበ - መሰበሰቡ	to gather
səddəbə - məsdeb	ሰደበ - መሰደበ	to scold, to abuse, to insult
sefer	ሰፍር	vicinity, locality, camp
seffa - mesfat	ሰፋ - መሰፋት	to sew; to extend
seffere - mesfer	ሰፈረ - መሰፈረ	to measure, to camp
seffi	ሰፊ	wide, extensive
sefi / libs sefi/ məkina sefi	ሰፊ/ከተማ፡ ሰፊ/መገናኛ፡ ሰፊ	tailor

BASIC COURSE

segerabet	ሰገራ ቤት	toilets
segga - mesgat	ሰጋ - መሰጋት	to worry
seggede - mesged	ሰገድ - መሰገድ	to worship
sekkaram	ሰገራም	drunkard
sekkere - mesker	ሰገራ - መሰገር	to get drunk
seKKele - mesKel	ሰቀክ - መሰቀክ	to hang
selam	ሰካም	peace
selamawi	ሰካማዊ	peaceful
selamta	ሰካምታ	greetings
selamta mudreg	ሰካምታ፡ ማደረግ	to greet
selasa	ሰካሳ	thirty
selaTa	ሰካጣ	salad, lettuce
seleda	ሰኪካ	schedule, board
selece - meseleet	ሰከቶ - መሰከቶት	to be bored, to be disgusted
seleTTene - meselTer	ሠክጠኛ - መሠክጠኛ	to be civilized
self	ሰከፍ	parade
sellay	ሰካይ	spy
sellele - mesellel	ሰከከ - መሰከከ	to spy
sem	ሰም	wax
sema madreg	ሰማ፡ ማደረግ	to overhear
semaniya	ሰማንያ	eighty
semay	ሰማይ	sky
semayawi	ሰማያዊ	blue
semen	ሰማን	north
semi	ሰማ	listener
semma - mesmat	ሰማ - መሰማት	to hear, to listen
semmeTe - mesmeT	ሰመጠ - መሰመጥ	to drown
semon (bezzih...)	ሰምን (በዚህ...)	one of these days
sendeK alama	ሰንደቅ፡ ዳካማ	flag
senebbete - mesenbet	ሰንበተ - መሰንበት	to spend a few days
sene	ሰኔ	October
senef	ሰነፍ	lazy, idle

AMHARIC

seneTTeKe - mesenTeK	ሰገጠቀ - መሰገጠቀ	to split
senTi	ሰገጤ	pocket knife
señño	ሰኞ	Monday
serawit	ሠራዊት	troop, army
yepolis serawit	የፖሊስ ሠራዊት	police force
yeTor serawit	የጦር ሠራዊት	army
serg	ሠርግ	wedding
serra - mesrat	ሠራ - መሠራት	to do, to build, to make
serrateñña	ሠራተኛ	worker, employee
serreKe - mesreK	ሰረቀ - መሰረቀ	to steal, to rob
serreze - meserrez	ሰረዘ - መሰረዘ	to cancel, to delete
setTe - mesTet	ሰጠ - መሰጠት	to give
setTeme - mestem	ሰጠመ - መሰጠም	to drown
sew	ሰው	person, man
sewinnet	ሰውነት	body
sewlyye	ሰውዬ	man
seyf	ሰይፍ	sword
seyTan	ሰይጣን	devil
sidamo	ሲዳሞ	Sidamo (province of)
sijara	ሲጃራ	cigarette
yesijara meterkoša	የሲጃራ መተርጉሻ	ash-tray
sinima	ሲኒማ	movie
sinimabet	ሲኒማ ቤት	movie theatre
siso	ሲሶ	one third
sib	ሰብ	fat (adj.)
sibbir madreg	ሰብር፣ ማድረግ	to break completely

BASIC COURSE

sibirbırr madræg	ከብርብር: ማዳረግ	to break into pieces
sibseba	ስብሰባ	assembly
siddetefña	ስዳተኛ	refugee
siddist	ስድስት	six
sıdib	ስደብ	insult
sıfat	ስፋት	size, width, area
sıfra	ሠፍራ	place, position, situation
şıga	ሥጋ	meat
şıhtet / sıtet	ስህተት / ስተት	mistake, error
sıkwar	ስጌር	sugar
sile	ስከ	about, since, because
sılıTTane	ሠህጣኔ	civilization, progress
silk	ስኮክ	telephone
silk medewwəl	ስኮክ: መደወክ	to telephone
sılTan	ሠህጣን	authority
sım	ስም	name
sıməTıru	ስመ: ጥፋ	famous
sımımmınnət	ስምምነት	agreement
sımmınt	ስምንት	eight
sınde	ስንድ	wheat
sınesırat	ሠነ: ሠርዓት	procedure, routine
sıneTebəb	ሠነ: ጥበብ	fine arts
sını	ስኒ	cup
sınK	ስንቅ	provisions
sınt	ስንት	how much, how many
sınzır	ስንዝር	span (measure)
sır (b(e)-...)	ሠር (ብ...)	under
sıra	ሠራ	work, job
sıra askıyaǰ	ሠራ: ከስጊያዬ	manager, director
yesıra minister	የሠራ: ሚኒስቴር	Ministry of Public Works
sırafət	ሠራ: ራት	unemployed, loafer
sıs	ስስ	thin, light

AMHARIC

sissa / silsa	ስሳ/ስሳሳ	sixty
sissitam	ስስተም	stingy, greedy, miser
sitet / sihitet	ስተት/ስህተት	error, mistake
sITota	ስጦታ	gift, present
sIwasIW	ስዋስው	grammar
sost	ሦስት	three
suf	ሱፍ	wool; sunflower
suK	ሱቅ	store
surri	ሱፊ	trousers
swizerland	ስዊስሮንደር	Switzerland
<u>S</u>		
SadIK	ዳድቅ	righteous, just
Saff madreg	ዳፍ፡ ማድረግ	to jet down
Safe - meSaf	ዳፊ - መዳፍ	to write
SaSafe - meSaSaf	ዳዳፊ - መዳዳፍ	to scribble
Seddey	ዳዳይ	Spring
Segur	ፀጉር	hair
Segur astekakay / Sigur KuraC	{ ፀጉር፡ ክስተኅኅይ ፀጉር፡ ቅሬታ	barber
Sehafi	ዳሐፊ	secretary
Sehay	ዳሐይ	sun
Selleye - meSelley	ዳከየ - መዳከይ	to pray
Selot	ዳከት	prayer
SeSet	ዳዳት	remorse, regret
SeTTIta	ዳጥታ	silence, quietness
Seyyaf	ዳያፍ	improper, offensive
SIdK	ዳድቅ	righteousness
Siggereda	ዳጌረኛ	rose
Sihifet	ዳሕፊት	writing
yeSihifet minister	የዳሕፊት፡ ሚኒስትር	Ministry of the Pen
Sihuf	ዳሐፍ	document
Som / Tom	ዳም/ጠም	lenten, fast (n.)
Some - meSom	ዳመ - መዳም	to fast

BASIC COURSE

<u>š</u>		
šama	ሻጣ	candle
šare - mešar	ሻራ - መሻር	to discharge, to remove from office
šas	ሻሻ	veil, muslin
šasaTe - mešasaT	ሻጠ - መሻጥ	to sell now and then
šay	ሻይ	tea
šebbetē - mešebbet	ሻበተ - መሻበት	to get old, to become gray, to get stale
šeffene - mešeffen	ሻፊነ - መሻፊን	to cover
šeffete - mešeffet	ሻፊተ - መሻፊት	to revolt
šekara	ሻጎራ	rough
šekim	ሻክም	load
šekla	ሻክካ	pottery; phonograph record
šekēT	ሻቀጥ	merchandise
šekKēTe - mešēKKēT	ሻቀጠ - መሻቀጥ	to retail, to peddle
šeleKo	ሻከቆ	valley
šelleme - mešellem	ሻከመ - መሻከም	to award, to decorate
šembēKKo	ሻምበቆ	reed
šemēggele - mešemgel	ሻመገሐ - መሻምገሐ	to get old
šemiz	ሻሚዝ	shirt
šemma	ሻጣ	robe, Ethiopian national dress
šengo	ሻንጎ	meeting, assembly
šenkarageda	ሻንካራገዳ	sugar cane
šēñña - mešēññet	ሻን - መሻንት	to see off, to accompany
šererit	ሻረረት	spider
šerik	ሻሪክ	partner
šēsše - mešēsš	ሻሻ - መሻሻ	to escape
šēsšēge - mešēsšēg	ሻሻገ - መሻሻግ	to hide
šeTe - mešeT	ሻጠ - መሻጥ	to sell
šewa	ሻዋ	Shoa (province of)
ši / ših	ሻ / ሻህ	thousand
šiba	ሻገ	paralytic

šibet	ሸበት	grey hair
šibbir	ሸበር	revolt, riot
šibo	ሸቦ	wire
šifan	ሸፋን	cover
šifta	ሸፍታ	bandit, outlaw
šigguT	ሸጉጥ	pistol
šillimat	ሸሐማቶ	prize, reward
šinkurt	ሸንኩርት	onion
šintbet	ሸንት·በት	toilets
širka	ሸርካ	partner
širrišir	ሸርሸር	walk
šitta	ሸታ	scent, smell, aroma
šitto	ሸቶ	perfume
šiyyaC	ሸያላ	sale
šome - mešom	ሸመ - መሸም	to appoint
šorba	ሸርግ	soup
šukka	ሸካ	fork
šul	ሸህ	sharp (point)
šum	ሸም	chief, head
šumamint	ሸማሞንት	officials, executives
šumet	ሸመት	appointment
šurrab	ሸራብ	pull-over
yegir šurrab	የግር፡ ሸራብ	socks, stockings
yejj šurrab	የጅ፡ ሸራብ	gloves
yegela šurrab	የገካ፡ ሸራብ	sweater
<u>t</u>		
tacc (b(e)-...)	ታኛ (በ-...)	under, below
taCCe-mettaCet	ታጩ - መታጩት	to be engaged
taddelē - mettadēl	ታዳሎ - መታዳሎ	to be distributed, to be lucky, to be fortunate
taddesē - mettades	ታዳሎ - መታዳሎ	to be repaired, renewed
tadiya	ታዲያ	then

BASIC COURSE

taggele - mettagel	ታገክ - መታገክ	to wrestle
taggese - mettages	ታገሰ - መታገሰ	to have patience
tahisas	ታህሳስ	April
takkeme - mettakem	ታገመ - መታገመ	to be treated
taksi	ታክሲ	taxi
taKKede - mettaKed	ታቀዳ - መታቀዳ	to be planned, projected, proposed
talallaK sewoc	ታካካቅ፡ ሰዎች	prominent people
tallaK	ታካቅ	great
tammir	ታምር	miracle
tammañ	ታማኝ	honest, loyal, reliable
tammaññinnet	ታማኝነት	honesty
tammeme - mettamem	ታመመ - መታመመ	to be sick, to become ill
tammene - mettamen	ታመነ - መታመነ	to be believed
tarik	ታሪክ	history
tarikawi	ታሪካዊ	historical
tassebe - mettaseb	ታሰበ - መታሰበ	to be thought, to be supposed to
taTTebe - mettaTeb	ታጠበ - መታጠበ	to wash oneself
tawweKe - mettaweK	ታወቀ - መታወቀ	to be known
tayye - mettayet	ታየ - መታየ	to be seen, to appear
tazzaž	ታዛኝ	obedient
tazzeze - mettazez	ታዘዘ - መታዘዘ	to obey
tembr	ቲምፕል	stamp
tebabale - mebbabal	ታገገኩ - መገገኩ	to say to each other; to fight
tebabbere - mettebaber	ታገበረ - መታገበረ	to be united
yetebabberew yamerika mengist	የታገበረው፡ የሚሪካ፡ መንግሥት	U.S.A.
yetebabberut mengistat	የታገበረች፡ መንግሥታት	U.N.
tebale - mebbal	ታገከ - መገከ	to be said
tebbedere - mebbeder	ታበደረ - መበደር	to borrow (money)
tebejje - mebbejet	ታበደ - መበደት	to be made
tebella - mebbelat	ታበካ - መበካት	to be eaten

AMHARIC

tebesaCCe - mebbesaCet	ተበሳጩ - መበሳጩት	to be annoyed
tecale - meccal	ተቻከ - መቻከ	to be possible
tecəggere - meccəger	ተጽገረ - መጽገር	to have difficulty, problem, to be in trouble
teCaCCe - metteCaCet	ተጣጩ - መተጣጩት	to become engaged
teCawac	ተጣዎቻ	player, sportsman; sociable
teCawwete - meCCawet	ተጣወተ - መጣወት	to play
teCese - meCCes	ተጩሰ - መጩሰ	to be smoked
teCewawwete - meCCewawet	ተጩዎወተ - መጩዎወት	to discuss
tedaddere - mettedader	ተዳደረ - መተዳደር	to be administred
tedəggefe - meddəgef	ተዳገፈ - መዳገፍ	to lean
tedəggese - meddəges	ተዳገሰ - መዳገሰ	to be organized (a banquet)
tedenəggəge - meddəngəg	ተዳገገ - መዳገገ	to be decreed
tedeneKKere - meddenKer	ተዳጎቀረ - መዳጎቀር	to be stuck
tederrege - medderəg	ተዳረገ - መዳረግ	to be done
tedessete - meddeset	ተዳሰተ - መዳሰት	to be pleased, to be happy
tedla	ተዳካ	pleasure
tefallege - meffaleg	ተፋከገ - መፋከግ	to look for each other
tefallese - meffales	ተፋከሰ - መፋከሰ	to be incompatible, to be in conflict
tefeKKede - meffeKed	ተፈቀደ - መፈቀድ	to be allowed
tefelallegu - meffelaleg	ተፈካከጉ - መፈካከግ	to look for each other repeatedly
tefellege - meffeleg	ተፈከገ - መፈከግ	to be wanted
teferarreme - mefferarəmə	ተፈረረመ - መፈረረመ	to sign (both parties)
tefeSSeme - meffesəm	ተፈደመ - መፈደመ	to be accomplished, carried out, completed
tefeTTere - meffeTer	ተፈጠረ - መፈጠር	to be created
teffa - metfat	ተፋ - መትፋት	to spit
tegabaz	ተጋገሻ	guest
tegabbeze	ተጋገዘ	to be invited
tegaCCe - meggaCet	ተጋጩ - መጋጩት	to collide
tegeTe - meggeT	ተጋጠ - መጋጥ	to be decorated
tegebba - meggebat	ተጋገ - መጋገት	to be married, to be necessary

BASIC COURSE

tegebi	ተገቢ	proper, appropriate
tegemmete - meggemet	ተገመተ - መገመት	to be estimated
tegenafñe - meggenañnet	ተገናኙ - መገናኘት	to meet
tegenezzebe - meggenezeb	ተገነዘበ - መገንዘብ	to recognize, to grasp, to understand, to remember
tegeññe - meggeñnet	ተገኘ - መገኘት	to be found
tegerreme - meggerem	ተገረመ - መገረም	to be surprised
tegezza - meggezat	ተገዛ - መገዛት	to be bought, to be ruled
tegga - metgat	ተገጋ - መገጋት	to be attentive
tegodda - meggodat	ተገዳ - መገዳት	to be hurt, damaged, harmed
tegwaze - meggawaz	ተገዘ - መገዝ	to travel
tejemma - mejjemer	ተጀመረ - መጀመር	to be started
tekade - mekkad	ተገዳ - መገዳ	to be denied
tekaffe - mekkafel	ተገፈከ - መገፈክ	to share
tekebbere - mekkeber	ተገበረ - መገበር	to be enforced, respected
tekefaffe - mekkefafel	ተገፋፈከ - መገፋፈክ	to share, to participate
tekefay	ተገፋይ	participant
tekeffele - mekkefel	ተገፈከ - መገፈክ	to be divided, to be paid
tekeffete - mekkefet	ተገፈተ - መገፈት	to be open
tekellakkele - mekkelakel	ተገካገከ - መገካገክ	to defend
tekelakkele - mekkelkel	ተገከከከ - መገከከክ	to be prohibited
tekenawwene - mekkenawen	ተገናወነ - መገናወን	to be accomplished, to be successful
tekerakkere - mekkeraker	ተገጠረ - መገጠር	to bargain, to haggle, to argue
tekerayye - mekkerayet	ተገጠየ - መገጠየት	to rent
tekessa	ተገሰሸ	defendant
tekessese - mekkeses	ተገሰሰ - መገሰሰ	to be accused
tekettatele - mekketatel	ተገታተከ - መገታተክ	to pursue, to follow
tekettay	ተገታይ	follower
tekettete - mekketel	ተገተከ - መገተክ	to follow
tekiyahede - mekkiyahed	ተገደደደ - መገደደድ	to administer, to manage, to direct
tekil	ተገከ	plant

təkka - mettekat	ተኅ - መተኅት	to substitute
təkkele - metkəl	ተኅኅ - መተኅኅ	to stick, to plant, to set
təkkəzə - metəkkəz	ተኅዘ - መተኅዘ	to be sad, depressed
təkkosə - metəkkos	ተኅሰ - መተኅሰ	to shoot, to fire; to iron
təkula	ተኅኅ	wolf
təKanna - məKKanat	ተቃሩ - መቃሩት	to become straight
təKarani	ተቃራኒ	opposite
təKaTTələ - məKKaTəl	ተቃጠኅ - መቃጠኅ	to burn
təKaTTərə - məKKaTer	ተቃጠረ - መቃጠር	to have an appointment
təKawwəmə - məKKawəm	ተቃወመ - መቃወም	to resist, to oppose
təKəbbay	ተቀገይ	one who receives
təKemmaCinnət	ተቀጣጥኅት	residence
təKənnəsə - məKKənəs	ተቀነሰ - መቀነሰ	to be reduced, diminished
təKərarrebe - məKKerareb	ተቀራረቡ - መቀራረቡ	to be close to each other
təKaTaTTərə - məKKəTaTer	ተቀጣጠረ - መቀጣጠር	to exchange appointments
təKəTTa - məKKəTat	ተቀጣ - መቀጣት	to be punished, to be fined
təKəTTələ - məKKəTəl	ተቀጠኅ - መቀጠኅ	to be continued, to be attached
təKmaT	ተቅጣጥ	diarrhea
təKome - məKKom	ተቆመ - መቆም	to begin or to end (chant in church)
təKoTaTTərə - məKKoTaTer	ተቆጣጠረ - መቆጣጠር	to supervise, to control, to be entangled
təKoTTa - məKKoTat	ተቆጣ - መቆጣት	to get angry
təKoTTərə - məKKoTer	ተቆጣጠረ - መቆጣጠር	to be counted, to be numerous
təKwaKwame - məKwaKwam	ተቋቋመ - መቋቋም	to establish
telaCCə - mellaCət	ተካፎ - መካፎት	to shave (oneself)
təlake - mellak	ተካኅ - መካኅ	to be sent
təlalafi	ተካካፊ	contagious; transgressor
təlalafinnet	ተካካፊት	violation
təlalaki	ተካካኅ	messenger, office boy
təlallefe - mettələləf	ተካካፊ - መተካካፊ	to trespass, to contaminate, to pass by each other
təlba	ተኮገ	flax

BASIC COURSE

telebbase - mellebes	ተከበሰ - መከበሰ	to be dressed
telekka - mellekat	ተከገ - መከገት	to be measured
teleKKeKe - melleKeK	ተከቀቀ - መከቀቅ	to be set free
telemmede - mellemed	ተከመዘ - መከመዘ	to be accustomed, to be customary
telawaweTu - mellewaweT	ተከዋወተ - መከዋወጥ	to exchange
teleyayyu - melleyayet	ተከየየ - መከየየት	to part
teleyye - melleyet	ተከየ - መከየት	to be different
temakkere - memmaker	ተመገረ - መመገር	to consult
temare - memmar	ተማረ - መማር	to study, to learn
temari	ተማሪ	student
temaribet	ተማሪ፣ ቤት	school
temecce - memmecet	ተመቻ - መመቻት	to be comfortable, to be convenient
temeggebe - memmegeb	ተመገገ - መመገገ	to eat, to be fed
temelkkete - memmelket	ተመከገገተ - መመከገገት	to watch, to look, to see
temelkac	ተመከገገኛ	spectator, observer, onlooker
temellese - memmeles	ተመከሰ - መመከሰ	to come back
temenazzere - memmenazer	ተመነዘረ - መመነዘር	to exchange (money)
temenezazzeru - memmenezazer	ተመነዘዘሩ - መመነዘዘር	to exchange money repeatedly
temenezzere - memmenzer	ተመነዘረ - መመነዘር	to be changed (money)
temeññe - memmeñet	ተመኘኘ - መመኘኘት	to wish
temerra - memmerat	ተመራ - መመራት	to be guided, to be led
temerreKe - memmereK	ተመረቀ - መመረቅ	to be blessed, to commence, to dedicate
temerreTe - memmereT	ተመረጠ - መመረጥ	to be elected, selected, chosen
temesasay	ተመሳሳይ	similar
temesassele - memmesasel	ተመሳሰሉ - መመሳሰሉ	to be similar, to resemble
temeseggene - memmesgen	ተመሰገን - መመሰገን	to be praised, to be thanked
temeserrete - memmesret	ተመሠረተ - መመሠረት	to be established
temešše - memmešet	ተመገኘ - መመገኘት	to be spent (of an evening)

AMHARIC

tenaffese - mennafes	ተናፈሱ - መተንፈሱ	to take air, to walk
tenaggere - mennager	ተናገረ - መናገር	to speak
tenazzəze - mennazəz	ተናዘዘ - መናዘዝ	to make the last will
tenCaCCa - menCaCat	ተንጫጫ - መንጫጫት	to twitter
teneffese - metenfes	ተነፈሱ - መተንፈሱ	to breathe, to leak
teneggəgere - mennəgəger	ተነጋገረ - መነጋገር	to talk, to converse
tenəggere - mennəger	ተናገረ - መናገር	to be said
tenessa - mēnnesat	ተነሳ - መነሳት	to get up, to start, to set off
tenettene - metentən	ተነተነ - መተንተን	to analize, to itemize
tenəTTele - mēnneTel	ተነጠከ - መነጠክ	to be split
tenezza - mēnnezat	ተነዘ - መነዘት	to spread
tenkol	ተንጥኮ	slyness
tənkoleñña	ተንጥኮኛ	cunning, sly
tenKeTeKKəTe - mənKeTKəT	ተንቀጠቀጠ - መንቀጥቀጥ	to tremble
tənsəttete - mənšatet	ተንሻተተ - መንሻተት	to slide
tənsəraššere - mənšeraššer	ተንሻረሻረ - መንሻርሻር	to walk, to stroll
tənTeleTTele - mənTelTel	ተንጠከጠከ - መንጠከጠከ	to hang, to be suspended
teñña - metəññaat	ተኛ - መተኛት	to sleep, to lie down
tera	ተሌ	turn; ordinary, common
beteraw	በተሌው	on his turn
terabe - merrab	ተሌብ - መሌብ	to starve
terammede - merramed	ተሌመዳ - መሌመዳ	to progress, to advance, to walk
terara	ተሌሌ	mountain
teraramma	ተሌሌጭ	mountaineous
teredadda - merrədadat	ተሌዳዳ - መሌዳዳት	to help each other; to cooperate
terədda - merrədət	ተሌዳ - መሌዳት	to be helped, to find out, to learn, to be informed, to understand, to recognize
terəgaggeTe - merrəgaggeT	ተረጋገጠ - መረጋገጥ	to be confirmed, assured
terəggome - metergom	ተረጎመ - መተርጎም	to translate
terekkebe - merrəkəb	ተረገበ - መረገብ	to receive, to be delivered
terekkose - meterkos	ተረገሰ - መተርገስ	to extinguish

BASIC COURSE

teremmede - merremed	ተሬመዳ - መሬመዳ	to walk, to pass
teressa - merresat	ተሬሳ - መሬሳት	to be forgotten
teretta - merretat	ተሬታ - መሬታት	to lose (a case)
tergwami	ተርጋሚ	translator
terrefe - metref	ተሬሬ - መቸሬፍ	to remain, to survive, to be saved
tesakka - messakat	ተሳካ - መሳካት	to come out well
tesasate - messasat	ተሳሳተ - መሳሳት	to err, to be wrong
tesibo	ተሰቦ	typhus
tesebbari	ተሰገሪ	breakable, fragile
tesebbere - messeber	ተሰበረ - መሰበር	to be broken
teseffa - messefat	ተሰፋ - መሰፋት	to be sewn
tesemma - messemat	ተሰማ - መሰማት	to feel, to be heard
tesenabbete - messenabet	ተሰናበተ - መሰናበት	to say goodbye
tesenadda - messenadat	ተሰናዳ - መሰናዳት	to be prepared, ready
tesenebabbete - messenebabet	ተሰነገበተ - መሰነገበት	to say goodbye to each other
teserra - messerat	ተሠራ - መሠራት	to be made, to be built
tesetaTte - messeTatet	ተሰጣጠ - መሰጣጠት	to give each other
tesetTe - messeTeT	ተሰጠ - መሰጠት	to be given
tesfa	ተስፋ	hope
tesfa madreḡ	ተስፋ፡ ማድረግ	to hope
tesfa meKuret	ተስፋ፡ መቁረጽ	to dispair, to be discouraged
tesfa meStet	ተስፋ፡ መስጠት	to promise
tesfaffa - mesfafat	ተስፋፋ - መስፋፋት	to expand
tesmami	ተስማሚ	agreeable, comfortable
tesmamma - mesmammat	ተስማማ - መስማማት	to match, to agree, to get along
teSafe - meSSaf	ተዳሬ - መዳፍ	to be written
teSeSSet	ተዳዳተ - መዳዳት	regret
tešale - meššal	ተሻከ - መሻከ	to improve (trans.)
tešāšale - meššāšal	ተሻሻከ - መሻሻከ	to improve, to be improved
tešəkkami	ተሻገሚ	porter

AMHARIC

tešekkeme - meššekem	ተሸክመ - መሸክም	to carry
tešelleme - meššelem	ተሸከመ - መሸከም	to be awarded
tešeTe - meššeT	ተሸጠ - መሸጥ	to be sold
tešome - meššom	ተሸመ - መሸም	to be appointed
tetereggome - mettergom	ተረጎመ - መተረጎም	to be translated
teTalla - meTTalat	ተጣካ - መጣካት	to quarrel, to fight
teTarra - meTTarat	ተጣራ - መጣራት	to be refined, distilled, sifted, processed, checked, investigated
teTebabaKi	ተጠገገቂ	waiting, expecting
teTebabaKi ministr	ተጠገገቂ፡ ሚኒስትር	acting minister
teTebabbeKe - meTTebabeK	ተጠገበቀ - መጠገበቅ	to expect
teTegga - meTTegat	ተጠጋ - መጠጋት	to be close to
teTeKKeme - meTTeKem	ተጠቀመ - መጠቀም	to benefit (intr.)
teTeKKese - meTTeKes	ተጠቀሰ - መጠቀሰ	to be mentioned
teTeneKKeKe - meTTenKeK	ተጠኝቀቀ - መጠንቀቅ	to be careful
teTereTTere - meTTerTer	ተጠረጠረ - መጠረጠሮ	to be suspected, to be doubted
teTerra - meTTerat	ተጠራ - መጠራት	to be called, to be invited
teTerrege - meTTereg	ተጠረገ - መጠረገ	to be cleaned, to be swept
teTeTTa - meTTeTat	ተጠጣ - መጠጣት	to be drunk (consumed)
teTeyyaKi	ተጠያቂ	responsible, accountable
teTeyyeKe - meTTeyyeK	ተጠየቀ - መጠየቅ	to be asked
tewaddede - mewwaded	ተዋደደ - መዋደድ	to like each other
tewagga - mewwagat	ተዋጋ - መዋጋት	to fight (a war)
tewaKKese - mewwaKes	ተዋቀሰ - መዋቀሰ	to reprove each other
tewale - mewwal	ተዋከ - መዋከ	to be spent (of a day)
tewase - mewwas	ተዋሰ - መዋሰ	to borrow (things)
tewawale - mewwawal	ተዋዋከ - መዋዋከ	to negotiate, to agree, to make an arrangement
tewawweKe - mettewaweK	ተዋወቀ - መተዋወቅ	to be introduced, to be acquainted
tewe - metew	ተወ - መተወ	to leave
tewedda j	ተወዳጅ	popular
tewedda jinnet	ተወዳጅነት	popularity

BASIC COURSE

teweddede - mewweded	ተወደደ - መወደድ	to be dear, expensive
tewēKaKKēse - mewwēKaKēs	ተወቀቀሱ - መወቀቀሱ	to reprove each other repeatedly
tewelēwwelē - mewwelwel	ተወከወከ - መወከወከ	to be polished
tewellaገ	ተወካጅ	native
tewellēde - mewwelēd	ተወከሉ - መወከሉ	to be born
tewerrēse - mewwērēs	ተወረሰ - መወረሰ	to be inherited, to be confiscated
tewēssēde - mewwēsēd	ተወሰደ - መወሰደ	to be taken
tewēssēne - mewwēsēn	ተወሰነ - መወሰነ	to be limited, to be determined, decided
tewlebellebe - mewlēbleb	ተውከባከባ - መውከባከባ	to flutter, to hover
tewodros	ቴዎድሮስ	Theodor
teyayyu - metteyayət	ተያየ - መተያየት	to see each other
teyazē - meyyaz	ተያዘ - መያዘ	to be held
tezegajje - mezzegajət	ተዘጋጅ - መዘጋጅ	to be ready
tezægga - mezzəgat	ተዘጋ - መዘጋ	to be closed
tezerrefe - mezzeref	ተዘረፈ - መዘረፈ	to be plundered, pillaged
tezəwawwere - mezzewawer	ተዘዋወረ - መዘዋወረ	to tour, to travel
timatim	ቴማቴም	tomato
tībit	ትዩት	pride
tīgīl	ትግል	struggle
tīgīst	ትግስት	patience
tīgṛe	ትግሬ	Tegre (province)
tīgu	ትጉ	watchful, careful, alert
tīgūh	ትጉህ	diligent
tīhut	ትሁት	polite, modest
tīhwan	ትኋን	bug
tīkēšša	ትክሻ	shoulders
tīkīkkīl	ትክክል	equal, just
tīkīkkīlēñña	ትክክለኛ	just, correct
tīkusāt	ትኩሳት	fever
tīl	ትሌ	worm
tīllīK	ትሌቅ	big

AMHARIC

tillikinnət	ትኩቅነት	bigness
timihirt	ትምህርት	study, lesson, knowledge
timihirtinna sineTibeb minister	ትምህርትና ሥነ ጥበብ ሚ.	Ministry of Education and Fine Arts
timihirtbet	ትምህርት ቤት	school
tinant / tinantinna	ትናንት / ትናንትና	yesterday
ketinantinna wediya	ነትናንትና ወይም	day before yesterday
tinbaho	ትንግሥ	tobacco
tinbit	ትንቢት	prophecy
tinfaš	ትንፋሽ	breath
tinifññ	ትንኝ	mosquito
tinniš	ትንሽ	small, a little
tinsa 'e	ትንሳኤ	Easter, ressurection
tirafik	ትራፊክ	traffic
tiras / tras	ትራስ	pillow
tirf	ትርፍ	profit
tirgum	ትርጉም	translation
tiringo	ትርጉጎ	citron
tirjuman	ትርጉሚያ	interpretor
tizaz	ትዛዝ	order
tolo	ትኮ	quick, soon
<u>T</u>		
Tabiya	ጣቢያ	station
TafaC	ጣፋጭ	sweet
TaffeTe - meTafeT	ጣፊጣ - መጣፊጥ	to be tasty, to be sweet
Talə - meTal	ጣክ - መጣክ	to drop, to lose, to throw
Taliyan	ጣልያን	Italian, Italy
Taliyaniñña	ጣልያንኛ	Italian (language)
Tame - meTam	ጣመ - መጣም	to taste
Tana	ጣና	lake Tana
Tara	ጣራ	roof
Tare - meTar	ጣረ - መጣር	to try, to attempt

BASIC COURSE

Tase - meTas	ጣሰ - መጣሰ	to violate, to crash
Tat	ጣቶ	finger
Tef	ጤፍ	millet
Tena	ጤና	health
Tenammas	ጤናማ	healthy
Teninnet	ጤንነት	health
Teza	ጤዛ	dew
Team	ጠፃም	taste
Teb	ጠብ	quarrel
Tebay	ጠገይ	character, behavior
Tebba - meTbat	ጠገ - መጥገት	to suck; to dawn
Tebbab	ጠገብ	narrow, tight
TebbaKi	ጠገቂ	guard
Tebbebe - meTbeb	ጠበበ - መጥበብ	to be narrow
TebbeKe - meTebbeK	ጠበቀ - መጠበቅ	to wait, to protect, to keep
TebbeKe - meTbeK	ጠበቀ - መጠበቅ	to be tight, to be strict
Tebbese - meTbes	ጠበሰ - መጥበሰ	to roast, to toast
TebeKa	ጠበቃ	lawyer
TeCCi	ጠጢ	drunkard
Tefer	ጠፈር	horizon, space
Teffa - meTfat	ጠፋ - መጥፋት	to be lost, to disappear
Tega malet	ጠጋ: ጣከት	to come near
Teggebe - meTgeb	ጠገበ - መጥገብ	to be full, to be sated
Tegur	ጠጉር	hair
Tejj	ጠጅ	mead
TeKami	ጠቃሚ	useful
TeKellele - meTeKlel	ጠቀከከ - መጠቀከከ	to wrap, to roll up
TeKKese - meTKem	ጠቀመ - መጥቀም	to be useful, to benefit
TeKKee - meTKes	ጠቀሰ - መጥቀስ	to mention, to quote, to beckon, to wink
TeKlalla	ጠቅካካ	main, general, total
TeKlay gizat	ጠቅካይ: ጣዛት	province

AMHARIC

TeKlay ministr	ጠቅካይ፡ ሚኒስትር	prime minister
Telat	ጠካቶ	enemy
Tella	ጠካ	Ethiopian beer
Tella - mətlat	ጠካ - መጥካቶ	to hate
TelleKe - mətleK	ጠከቀ - መጥከቅ	to be deep, to dive
Temama	ጠማማ	crooked, bent
Temene	ጠመፅ	chalk
Temenja	ጠመጓጓ	rifle
TemetTeme - mətəmtəm	ጠመጠመ - መጠምጠም	to wind up
Temezzeze - mətəmzəz	ጠመዘዘ - መጠምዘዘ	to twist, to wring
Temma - mətmat	ጠማ - መጥማቶ	to cause thirst
Tenkarra	ጠንግራ	strong
Teref	ጠረፍ	frontier
TerePeza	ጠረጴዛ	desk, table
TereTTere - mətərter	ጠረጠረ - መጠረጠረ	to doubt, to suspect
Termus	ጠሮሙስ	bottle
Terra - məttrat	ጠራ - መጥራቶ	to call
Terrebe - mətreb	ጠረብ - መጥረብ	to carve
Terrege - mətreg	ጠረገ - መጥረገ	to sweep, to clean
TerTafa	ጠፍጣፋ	flat
TeTTa - mətəttat	ጠጣ - መጠጣቶ	to drink
TeyyeKe - mətəyyək	ጠየቀ - መጠየቅ	to ask, to visit
Tim	ጢም	beard
Tis	ጢስ	smoke
TibbeKa	ጥበቃ	protection, care
TibbiK	ጥበቅ	protected
Tibeb	ጥበብ	art, craft
Tibebəñña	ጥበበኛ	skillful, wise
TibK	ጥበቅ	tight
Tibs	ጥበብ	roasted, fried
Tibs siga	ጥበብ፡ ሥጋ	steak
Tifat	ጥፋቶ	devastation, destruction, mistake

BASIC COURSE

Tiffi	ጥሬ	slap
Tifir	ጥፍር	finger nail
Tigg	ጥግ	near
Tijja	ጥጅ	calf
TiKerša	ጥቀርኻ	soot
TiKit	ጥቂት	a little, few, several
TiKim	ጥቅም	benefit
TiKimt	ጥቅምት	October
TiKša	ጥቅኝ	wink
TiKur	ጥፋር	black
Til	ጥኮ	fight
Tila	ጥካ	shadow
TilK	ጥኮቅ	deep
Tim	ጥም	thirst
TimTim	ጥም ጥም	turban
Tinat	ጥናት	study
Tincel	ጥንቻኮ	rabbit
Tinikkare	ጥንገሬ	strength, firmness
TiniKkaKe	ጥንቀቅ	care
TinKuK	ጥንቀቅ	careful, cautious
Tint	ጥንት	ancient, old, former
Tintawi	ጥንተዎ	former, ancient
Timu	ጥኑ	firm, tenacious
TiraTre / TraTre	ጥሬ ጥሬ	cereals
Tire	ጥሬ	grain; raw (adj.)
Tiret	ጥሬት	effort
TiriTTare	ጥርጣሬ	suspicion, doubt
Tirr	ጥር	May
Tirri	ጥሪ	invitation
Tirs	ጥርሰ	tooth
Tiru	ጥሩ	good
TiT	ጥጥ	cotton

AMHARIC

Tiwat	ጥዋት	morning
TiyyaKe	ጥያቄ	question
Tiyyit	ጥቆት	bullet, ammunition
Tom	ጠፍዎ	lenten, fast
Tor	ጠር	spear, war
Tor serawit	ጠር: ሠራዊት	army
Torinnet	ጠርነት	war
Tub	ጡብ	brick
TuCCa	ጡር	first
Tunca	ጡንቻ	muscle
Tureta	ጡረታ	pension
yeTureta minister	የጡረታ: ሚኒስትር	Ministry of Pensions
Tut	ጡት	breast
<u>u</u>		
ú malet	ኩ: ማከት	to call for help
<u>v</u>		
vino	ቪኖ	wine
viza	ቪዛ	visa
<u>w</u>		
waga	ዋጋ	price
wale-mewal	ዋክ - መዋክ	to spend the day, to stay
wana	ዋና	swimming
wanna	ዋና	main, general, principal
wanna azzaž	ዋና: ኮዛኝ	Commander-in-Chief
wanna ketema	ዋና: ነገተማ	capital city
waññe - mewaññet	ዋን - መዋንት	to swim
was	ዋስ	guarantee
wate - mewat	ዋጠ - መዋጥ	to swallow
waw malet	ዋው: ማከት	to bark
weba	ወገ	malaria

BASIC COURSE

weci	ወጪ	expenses, export
weda j	ወዳጅ	friend
wedajinnet	ወዳጅነት	friendship
weddede - mewded	ወደደ - መውደድ	to like, to love
weddeke - mewdeK	ወደቀ - መውደቅ	to fall
wede	ወደ	to, toward
wedeb	ወደብ	port, harbour
wediya	ወደያ	beyond
ketinantinna wediya	ነጥናጥና ወደያ	day before yesterday
kenege wediya	ነጥግ ወደያ	day after tomorrow
wediyaw	ወደያው	immediately
wef	ወፍ	bird
wefram	ወፍሬም	thick, fat
wegeb	ወገብ	waist
wegebge	ወገብጌ	waist line
wegga - mewgat	ወጋ - መውጋት	to prick
wehribet	ወህኒ፡ ቤት	prison
wekkil	ወኪል	agent
wekKese - mewKes	ወቀሰ - መውቀስ	to reprove
wekKeTe - mewKeT	ወቀጠ - መውቀጥ	to pound
wela j	ወካጅ	parent
welēl	ወከለ	floor
welled	ወከድ	interest
wellegga	ወከጋ	Wallaga (province)
wello	ወኮ	Wallo (province)
wenber / wember	ወንበር / ወምበር	chair
wend	ወንድ	male
wendim	ወንድም	brother
wenjēl	ወንጅክ	crime
wenz	ወንዝ	river
wer	ወር	month
weraš	ወሌሽ	hair

AMHARIC

werat	ወራት	season, months
were	ወሬ	news
werəda	ወረዳ	district
wereKet	ወረቀት	paper
yeyilef wereKet	የይዘፍ = ወረቀት	passport
werəwwere - mewerwer	ወረወረ - መወርወር	to throw
werK	ወርቅ	gold
werrede - mewred	ወረዳ - መውረድ	to come down, to descend
werrese - mewres	ወረሰ - መውረሰ	to inherit
wesən	ወሰን	border, frontier
wessede - mewsed	ወሰድ - መውሰድ	to take
wessene - mewessen	ወሰነ - መወሰነ	to determine, to decide, to delimitate
wetet	ወተት	milk
wettadder	ወተዳሪ	soldier
weT	ወጥ	spiced stew
weTa malet	ወጣ፡ ማኮት	to be out (for a short time)
weTbet	ወጥ፡ ቤት	kitchen
weTmed	ወጥመዳ	trap
weTTa - mewTat	ወጣ - መውጣት	to climb, to go out, to come up to, to cost
weTTat	ወጣት	young, youth
yeweTTat wendoc kirstiyanawi mahiber	ወ. ወ. ክ. ማ.	Y.M.C.A.
weTTere - mewETTer	ወጠረ - መወጠር	to stretch
weyim	ወይዘ	or
weyiss	ወይሰ	or
weyn	ወይን	grape, wine
weynadega	ወይናዳ	midland
weyzazirt	ወይንዳርት	ladies
weyzerit	ወይንሬት	Miss
weyzero	ወይንሮ	Mrs.
wib	ውብ	pretty, attractive
wiCC	ውጭ	out, outside, external

BASIC COURSE

yewiCC gudday minister	የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር	Ministry of Foreign Affairs
widd	ውድ	dear, expensive
wiha	ውሃ	water
Wil	ውስ	agreement
wileta	ውክታ	favor
wissane	ውሳኔ	decision
wisT	ውስፕ	in, inside
wiſſa	ውሻ	dog
Y		
ya	ያ	that
yacci	ያቺ	that (f)
yacciññawa	ያቺኛዋ	that one (f)
yegill	የግህ	private
yaggot lij	የገጥኑ ክፍል	cousin
yahil	ያህክ	about, approximately
min yahil	ግዕዝ ስህክ	how much
yalandacc	ያህንዳቸው	no one, nobody, nothing
yale	ያክ	without
yan	ያን	that one (m)
yan gize	ያን ጊዜ	at that time
yanne	ያኔ	then
yaññaw	ያኛው	that one (m)
yayyer hayl	የየር ጫካ	air force
yazə - meyaz	ያዘ - መያዝ	to take, to catch, to hold, to contain
yebeg siga	የበግ ጡንቲ	mutton
yedur arawit	የዱር ጎረቤት	wild animal
yegir menced	የግር መንገድ	path
yegir ſurab	የግር ጥሬ ግብ	stocking
yehonewhono	የሆነው ሆኖ	anyhow
yekatit	የግቲት	June
yekiremt werat	የገረግዥ ወራት	winter, rainy season

yelidat Ken	የህደት፡ ቀን	birthday
yelijlij	የህጅ፡ ህጅ	grandchild
yelleṃ	የህፃፅ	no
yemerkeb hayl	የመርከብ፡ ኃይል	Navy
yemmihonu	የሚሆን	approximately
yemmiməTaw amət	የሚመጣው፡ ዓመት	next year
yet	የት	where
yetebabberut mengistat	የተገበሩት፡ መንግሥታት	U.N.
yetu	የቶ	which
yetenessa (k(ə)-...)	የተነሳ (ክ...)	because of the fact that...
yetiññaw	የትኛው	which one
yeTirs buriš	የጥርስ፡ ጦርሽ	tooth brush
yewwah	የዋህ	simple, foolish
yezare sammint	የዛሬ፡ ስምንት	next week
yezihon Tirs	የዝሆን፡ ጥርስ	ivory
yicciññwa	የትኛዋ	this one (f)
yih	ይህ	this
yihew	ይኸው	here it is
yihic(ci)	ይህኛ (ፑ)	this (f)
yihimma †	ይህጣ	as for this
yihññaw	ይህኛው	this one
yihun	ይሁን	o.k., so be it
yīKir malet	ይቅር፡ ጣሎት	to forgive
yīKirta	ይቅርታ	pardon, excuse
yīKirta madreg	ይቅርታ፡ ጣድረግ	to forgive
yīKnawo	ይቅናዎ	good luck!
yīlīK	ይሎቅ	more
yuniversiti	የኒቨርሲቲ	University
<u>z</u>		
zaf	ዛፍ	tree
zage - məzag	ዛግ - መዛግ	to rust

BASIC COURSE

zare	ዛሬ	today
yezare sammint	የዛሬ ግድግዳ	next week
zega	ዜጋ	citizen, subject
zəginnət	ዜግነት	nationality
zema	ዜማ	hymn
zəna	ዜና	news
zəbēñña	ዘበኛ	guard
zəde	ዘዶ	method, system
zefen	ዘፊን	song
zəffənə - məzfən	ዘፊን - መዘፊን	to sing
zəgeyye - məzəgyət	ዘገዖ - መዘገዖት	to be late
zəgga - məzgat	ዘጋ - መዘጋት	to close
zellelə - məzləl	ዘከከ - መዘከከ	to jump, to leap
zəməca	ዘመቻ	military campaign
zəməd	ዘመድ	relative
zəmen	ዘመን	year
zəmenawi	ዘመናዊ	modern
zənd	ዘንድ	to, in order to
zəndiro	ዘንድሮ	this year
zəng	ዘንግ	stick, club
zənegga - məzəngat	ዘንጋ - መዘንጋት	to forget
zənnəbə - məznəb	ዘንብ - መዘንብ	to rain
zər	ዘር	race, seed, origin, breed
zəregga - məzərgat	ዘርጋ - መዘርጋት	to extend, to spread
zərezzərə - məzərzər	ዘርዘር - መዘርዘር	to describe in detail
zərra - nəzrat	ዘራ - መዘራት	to sow
zərrəfə - məzrəf	ዘራፊ - መዘራፊ	to plunder
zəTəna	ዘጠና	ninety
zəTəñ	ዘጠኝ	nine
zeyt	ዘይት	oil
zigg bilo	ዘገ፡ ብኡ	late
zīgijjit	ዘገጅት	preparation, arranging
zīgijju	ዘገጅ	ready

AMHARIC

zihon	ዝሆን	elephant
zikk malet	ዝቅ፡ ዓገከት	to be low
zikkita	ዝቅታ	lowness
zikkiteñña	ዝቅተኛ	low
zimm malet	ዝግ፡ ዓገከት	to be silent
zimmata	ዝግታ	silence
zimmiteñña	ዝግተኛ	quiet
zinab / zinam	ዝጎጠ / ዝጎግ	rain
zinb	ዝንጠ	fly
zinjero	ዝንጅር	monkey
zirzir	ዝርዝር	list
bezirzir	በዝርዝር	in detail
zore - mezor	ዝራ - መዝር	to turn, to travel
zuriya	ዝሪያ	around
zwazware - mezwazwar	ዝዋዋሪ - መዋዋሪ	to circulate
ž		
žerba / jerba	ዝርገ / ጅርገ	back
žib / jib	ዝገ / ጅገ	hyena